

የዮሐንስ መልክክት  
የማቴዎስ ወንጌል  
የማርቆስ ወንጌል  
የዮሐንስ ወንጌል  
ኦሪት ዘፍጥረት  
ዘጸኦት  
ዘኑልቀኑ  
ዘዳግም  
ኢያሱ

### **አጠቃላይ አይታ**

ይህ በጥንቃቄ የተመረጠ የጥንታዊ ግሪክ ጽሑፎች ስብስብ ሲሆን የኢየሱስን ትምህርት በቀጥታ እና በደቀ መዛሙርቱ አማካይነት እንዲሁም የትምህርቱን መሰረት የሆነውን የአግዚአብሔርን ሕግ በተሻለ ሁኔታ ለመያዝ የታሰበ ነው። ከእነዚህ በኋላ የሌሎቹን ነቢያት መጻሕፍት (መዝሙረ ዳዊት፣ ኢሳይያስ፣ ኤርምያስ፣ ዳንኤል፣ ዮናስ፣ ሆሴዕ፣ ወዘተ) ማንበብን ያስቡበት።

### **ማስተባበያ**

ይህ ትርጉም ከመጀመሪያው የግሪክ ሴፕቲዋጂንት እና ቢዛንታይን ጽሑፎች ጋር በትላልቅ የቋንቋ ሞዴሎች ተፈጥሯል። በዚህ ምክንያት የመጀመሪያውን ቋንቋ ባህል እና ሰዋሰው ብዙ ምልክቶችን ይዟል፣ ነገር ግን ስህተቶችንም ሊያዘዝ ይችላል። የሆነ ነገር እንግዳ ከመሰለ፣ አባክዎ የመጀመሪያውን ግሪክ ደመልከቱ። ስህተት ካገኙ፣ አባክዎ ወደ [jesusislord@joshuabible.com](mailto:jesusislord@joshuabible.com) ኢሜይል ያድርጉ።

### **ፈቃድ መስጠት**

ይህንን ትርጉም በከፊል ወይም በሙሉ የማባዛት እና የማሰራጨት ፈቃድ አለዎት። ይህንን ለመቀየር ወይም ለመሸጥ አይፈቀድልዎትም። ስህተት ካገኙ፣ እኛ ማረም እና የተሻሻለ አትም ልንሰጥዎ እንድንችል አባክዎ ወደ [jesusislord@joshuabible.com](mailto:jesusislord@joshuabible.com) ኢሜይል ይላኩ።

**የኖሐንስ መልእክት**

1 2 3 4 5

**የማቴዎስ ወንጌል**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28

**የማርቆስ ወንጌል**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

**የኖሐንስ ወንጌል**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

**ኦሪት ዘፍጥረት**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  
47 48 49 50

**ዘጸአት**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

**ዘኁልቀ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

**ዘዳግም**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31 32 33 34

**ኢያሱ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

# የዮሐንስ መልእክት

## 1

ዘነበረ ከመጀመሪያ፡ ዘሰማን፡ ዘርኢናሁ በአዕይንትነ፡ ዘተዓዘብናሁ እንዲሁም እደውነ ተሐዘዋ ስለ ቃለ ሕይወት። እናም ሕይወት ተገለጠ፤ እናም ተመልክተናል፤ እናም እንመሰክራለን፤ እናም እናውራለን ለእናንተ ዘለዓለማዊቷን ሕይወት፤ እንተ ከአብ ጋር ነበረች እናም ለእኛ ተገለጠች። ዘርኢ ነፍሱን ገነግረክሙ፤ ከመ አንትሙኒ ሕብረት ደኩንክሙ ምስሌነ፤ ወሕብረትነሰ ምስለ አብ ወምስለ ወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ እና እነዚህን ነገሮች ለእናንተ እንጽፋለን፤ ደብታችን የተሞላ እንዲሆን።

ወዝንቱ ውእቱ መልእክት ዘሰማዕነ እምጌሁ ወንነግረክሙ፡ ከመ እግዚአብሔር ብርሃን ውእቱ ወጸልመት ኢሀሎ ውስቴቱ ፈጽሞ። ግንኙነት ከእርሱ ጋር እንደዛለን ብንል እና በጨለማ እንመላለስ፤ እንዋሻለን እና እውነትን አናደርግም። ግን እንደ እኛ በብርሃን እንመላለስ፤ እንደ እርሱ በብርሃን እንደሆነ፤ ከእርስ በርስ ግንኙነት እንኖረናል፤ እና የኢየሱስ ክርስቶስ የልጁ ደም ከሁሉ ኃጢአት ያነጻጻል። እንበል ከሆነ ኃጢአት የለንም፤ ራሳችንን እናሳስታለን እና እውነት በእኛ ውስጥ የለችም። እንተ ኃጢአታችንን እንስማማ፤ እርሱ አማኝ ነው እና ጻድቅ፡ ኃጢአታችንን ይቅር ለማለት እና ከሁሉ ኢፍትሃዊነት ያነጻጻል። ብንል እንጂ አልበደልንም፤ ውሸተኛ እናደርግዋለን፤ እና ቃሉ በውስጣችን የለም።

## 2

ልጆቹ፡ እነዚህን እጽፋለሁ ለእናንተ እንዳትበድሉ፤ እና ቢሆን አንድ ሰው ቢበድል፤ ምክረ ገብ አለን ወደ አባት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ። እና እርሱ ለኃጢአቶቻችን መሥዋዕት ነው፤ ለእኛ ብቻ አይደለም። ግን ለመላው ዓለም ነው። እናም በዚህ እናውቃለን ምክንያቱም እንደምናውቀው አሱን፤ የእርሱን ትእዛዞች ብንጠብቅ። ያው እያለ

አውቄዋለሁ እርሱን እና ትእዛዛቱን ካለ እየጠበቀ ሐሰተኛ ነው፤ እና በዚህ ውስጥ አውነቱ የለም። ማን ግን የእርሱን ቃል ቢጠብቅ፣ በአውነት በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር ተፈጽሟል። በዚህ አንረዳለን ምክንያቱም በእርሱ ውስጥ ነን። ያ እያለ በእርሱ መቆየት ይገባል፤ እንዲያደግ ለእኛ ተመላለሰ፤ እና እርሱም እንዲያው መመላለስ።

አንድምሐያን፣ አዲስ ትእዛዝ አይደለም ለእናንተ የምጽፈው፣ ግን ጥንታዊ ትእዛዝ ነው፤ ከመጀመሪያ ያላቸውት። ጥንታዊቷ ትእዛዝ ከመጀመሪያ የሰማቸውት ቃል ናት። እንደገና አዲስ ትእዛዝ እጽፋለሁ ለእናንተ፣ ዘአውነት ነው በእርሱ እና በእናንተ፣ እስመ ጨለማ ያልፋል እና አውነተኛው ብርሃን አስቀድሞ ያበራል። ዘይብል እንደ በብርሃን ሀሎ ወይጸልክ ለእኩሁ፣ በጽልመት ሀሎ እስከ ይእዜ። ዘያፈቅር፣ ለእኅዳው፣ ዚአሁ፣ በብርሃን፣ ደነብር፣ ወመሰናቀል፣ ኪሀሎ፣ በቱ። ግን የወንድሙን የሚጠላው በጨለማ ውስጥ ነው እና በጨለማ ውስጥ ደራመዳል፣ እና የት እንደሚሄድ አያውቅም፣ ምክንያቱም ጨለማው አይኖቹን አሳወረው።

እጽፍ ለእናንተ ልጆቹ፣ ሆነ ተሰርዋል ለእናንተ ኅጢአትክሙ በእንተ ስሙ። እጽፍ ለእናንተ አባቶቹ፣ እስመ አእመርክሙ ዘእምነ ጥንት። እጽፍ ለእናንተ መናከሳን፣ እስመ ዐረክሙ ለአኩድ። ዳፍኩላቸው ልጆቹ፣ ምክንያቱም አባቱን ኖራቸዷል። ዳፍኩላቸው አባቶቹ፣ ምክንያቱም ከመጀመሪያ ያለውን ኖራቸዷል። ዳፍኩላቸው ወጣቶቹ፣ ምክንያቱም ጠንካራ ናቸው እና የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ይኖራል እና ክፉውን አሸንፋቸዷል።

አትወዱ ዓለምን ወኪሊ ዘበዓለም። እመ ዘይወድ ዓለምን፣ ፍቅረ አብ በውስቱ የለም። ስለ ሁሉ በዓለም ያለው ፣ የሥጋ ፍላጎት እና የአደኖቹ ፍላጎት እና የሐይወት ትዕቢት ፣ ከአባት አይደለም ፣ ግን ከዓለም ነው። እናም ዓለምም ያልፋል፣ ምኞቱም ያልፋል፣ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ለዘላለም ይኖራል።

ልጆቸ፣ መጨረሻ ሰዓት ነው፣ እና እንደሰማችሁት አንቲክርስቶስ ይመጣል፣ እናም አሁን ብዙ አንቲክርስቶሶች ሆነዋል፣ ስለዚህ መጨረሻ ሰዓት መሆኑን እናውቃለን። ከእኛ ወጡ፣ ግን ከእኛ አልነበሩም፣ ምክንያቱም ከእኛ ቢሆኑ ከእኛ ጋር ቆይተው ይሆን ነበር፣ ግን ሁሉም ከእኛ እንዳልሆኑ እንዲገለጡ። እናንተም ከቅዱስ ቅብዓት አላችሁ፣ እናንተም ሁሉን ታውቃላችሁ። ስለ እውነትን አትማሩም ብዬ አልጻፍኩላችሁም፣ ነገር ግን እሷን ስለምታውቁ፣ እና ሁሉ ሐሰት ከእውነት አይደለም ስለሆነ። ማን ነው ውሸታም ከሆነ ያ የሚክፎ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም የሚል? ይህ ነው ተቃዋሚ ክርስቶስ፣ ያ አባትንና ልጁን የሚክፎ። ሁሉ ልጁን የሚክፎ አባቱንም አይኖረውም። አንትም እንግዲህ ከመጀመሪያ የሰማችሁትን በውስጣችሁ ይቆይ። ከመጀመሪያ የሰማችሁት በውስጣችሁ ቢቆይ፣ አንትም በወልድ እና በአብ ውስጥ ትቆያላችሁ። ወይህም ተስፋ ነው እርሱ ለእኛ የተስፋ ሰጠን ፣ የዘለዓለም ሕይወት ። እነዚህን ስለ እናንተን የሚያሳስቱት ሰዎች ለእናንተ ጻፍኩላችሁ። እናንተም፣ ቅብአት ዘወሰድክሙ እምኔሁ፣ ውስጭክሙ ይነብር፣ እናኢትረክቡ ፍቃዱ ከመ ዘይምህርክሙ፣ አላ በከመ ውስጭ ቅብአት ይምህርክሙ ዘኩሉ፣ እናጽድቅ ውስጭ እናኢኮነ ሐሰተ፣ እናበከመ አምሀረክሙ ትነብሩ ውስጭ። ወአሁኒ፣ ውሉዳን፣ ጽንዑ፣ ውስጭ፣ ከመ፣ አመ፣ ይትከሠት፣ ንረክብ፣ ተዓቀብነ፣ ወኢንሳፈር፣ እምኔሁ፣ በመጽአቱ። ካወቃችሁ ጻድቅ እንደሆነ፣ ታውቁ ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ ከእርሱ የተወለደ መሆኑን።

3

ተመልከቱ የምን ዓይነት ፍቅር ሰጥቶናል አባት፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር ልጆቻችን ባል። በዚህ ምክንያት ዓለም አቀፍ ተቃዋሚዎች ምክንያቱም እርሱን አላወቀውም። ተወዳጆቻችን፣ አሁን የእግዚአብሔር ልጆቻችን፣ እና ምን እንደምንሆን እስካሁን አልተገለጠም፣ ግን እናውቃለን ምክንያቱም እርሱ ሲገለጥ፣ እንደእርሱ እንሆናለን፣ ምክንያቱም እርሱን እንደሆነ እናያለን። እና ይህን ተስፋ በእርሱ ላይ ያለው ሁሉ አራሱን ያነጻል፣ እንደ እርሱ ንጹህ እንደሆነ።

ታጢአትን የሚሠራ ሁሉ ሕገ-ወጥነትንም ይሠራል፤ ታጢአትም ሕገ-ወጥነት ነው። እናንተም ታውቃላችሁ ምክንያቱም ያ ተገለጠ የእኛን ታጢአቶች እንዲያነሳ፤ እናም ታጢአት በእርሱ የለም። ሁሉ በእርሱ የሚኖር አይተጥእም፤ ሁሉ የሚተጥእ እርሱን አያየውም ወይም አያውቀውም። ልጆቹ፣ ማንም አይታለልባችሁ፤ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው፤ እንደ እርሱ ጻድቅ እንደ ሆነ። ዘይገብር ኅጢአተ እምዲያብሎስ ውክቱ፤ እስመ እምተካዜ ዲያብሎስ ይተጥእ። ለዝንቱ ተገለጸ ወልደ እግዚአብሔር፤ ከመ ያፈሰስ ግብረ ዲያብሎስ። ሁሉ ከእግዚአብሔር የተወለደው ታጢአትን አይሠራም፤ ምክንያቱም የእርሱ ዘር በእርሱ ውስጥ ይኖራል፤ እና ታጢአት ማድረግ አይችልም፤ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ተወልዷል። በዚህ ግልጽ ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች እና የዲያብሎስ ልጆች። ጽድቅን የማይሠራ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም፤ እና ወንድሙን የማይወድም። ምክንያቱም ይህ ናት መልእክቱ ዘሰማችሁ ከመጀመሪያ፤ እንዲሁም እንወዳደድ እርስ በርሳችን። አይደለም እንደ ቃይን ከ ታጢአተኛው የነበረ እና ወንድሙን የገደለ፤ እና ለምን ገደለው? ምክንያቱም ሥራዎቹ ታጢአተኛ ነበሩ፤ የወንድሙ ሥራዎች ግን ጻድቃን ነበሩ። አትደነግጡ ወንድሞቹ፤ ዓለም ቢጠላችሁ። እኛ እናውቃለን ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርን፤ ምክንያቱም ወንድሞቻችንን እንወዳለን። ወንድሙን የማይወድ በሚት ውስጥ ይቀራል። ሁሉ ወንድሙን የሚጠላ ገዳይ ነው፤ እናንተም ታውቃላችሁ ምክንያቱም ማንኛውም ገዳይ የዘለዓለም ሕይወት በራሱ ዘላቂ የለውም። በዚህ ኖሶናል ያንን ፍቅር፤ ምክንያቱም እርሱ ለእኛ ነፍሱን አኖረ፤ እና እኛም ለወንድሞቹ ነፍሳችንን ማኖር ይገባናል። ማን ግን የዓለምን ሀብት ይዞ ወንድሙ ፍላጎት ያለበትን ሲመለከት፤ ውስጣዊ ክፍሎቹን ከእርሱ ሲዘጋ፤ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት በእርሱ ውስጥ ትቀመጣለች? ልጆቹ፤ በቃል ወይም በምላስ አንወድ፤ ግን በሥራ እና በእውነት። ወበዚህ እናውቃለን እንከን ከእውነት ነን፤ ወበፊቱ ልቦቻችንን እናሳምናለን። ምክንያቱም እንደ ልባችን ያወግዘን፤ አምላክ ከልባችን ይበልጣል እና ሁሉን ያውቃል። ተወዳጆቹ፤ ልባችን ካልኮነን፤ ወደ እግዚአብሔር ደፍረት አለን። ወዘአሙንሰአል፤ንነሥኦ፤እምነቤሁ፤ እስሙ፤ትአዛዛቲሁ፤ንዕቀብ፤ወዘሠናይ፤ቅድሜሁ፤ንገብር። እና ይህ የእርሱ ትእዛዝ ናት፤ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲናምን እና እርስ

በርሳቸን እንዲንወዳደድ እንደሰጠን ትእዛዝ ነው። እናም ትእዛዛቱን የሚጠብቅ በእርሱ ይኖራል፤ እርሱም በእርሱ ይኖራል። በዚህም እናውቃለን ምክንያቱም በእኛ ይኖራል፤ ከሰጠን መንፈስ።

4

ተወዳጆቹ፣ በሁሉ መንፈስ አታምኑ፤ ነገር ግን መናፍስቱን ፈትኑ ከአምላክ ነው ወይ፣ ምክንያቱም ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋል። በዚህ ታውቁ የእግዚአብሔርን መንፈስ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ መጥቶ ያለ ሁሉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ነው። እናም ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ መጥቶ እንደሆነ የማይስማማ ሁሉ መንፈስ ከእግዚአብሔር አይደለም፤ እናም ይህ የተቃዋሚ ክርስቶስ ነው የሰማቸው፤ ይመጣል ብላቸው፤ እናም አሁን በዓለም ውስጥ ቀድሞውኑ ነው። እናንተ ከእግዚአብሔር ናቸው ልጆቹ፣ እናም አሸንፋቸዋል፤ ምክንያቱም በእናንተ ያለው ከዓለም ያለው የበለጠ ታላቅ ነው። እነርሱ ከዓለም ናቸው፤ ስለዚህ ከዓለም ይናገራሉ እና ዓለም የእነርሱን ይሰማል። ንሐና እምነት ለእግዚአብሔር ንሐነ፤ ዘያኦምር ለእግዚአብሔር ይሰምዳል። ዘኢኮነ እምነት ለእግዚአብሔር ኢይሰምዳል። እምዘንቱ ናኦምር መንፈስ እምነት ወመንፈስ ስሐተት።

ተወዳጆቹ፣ እርስ በርሳችንን እንዋደድ፤ ምክንያቱም ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው፤ እናም የሚወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል እናም እግዚአብሔርን ያውቃል። ዘኢያፈቅር ኢያኦምር እግዚአብሔርሃ፤ እስመ እግዚአብሔር ፍቅር ውስቱ። በዚህ ተገለጠ ፍቅር እግዚአብሔር በእኛ ፣ ምክንያቱም ልጁን የእርሱን ብቸኛውን የተወለደ ላከ እግዚአብሔር ወደ ዓለም ፣ እንዲህ እንኖር በእርሱ ። በዚህ ውስጥ ፍቅር ናት፣ እኛ ለአምላክ ስለወደድነው አይደለም፤ ነገር ግን እርሱ እኛን ስለወደደን እና ስለ ኃጢአቶቻችን መስተንግዶ ልጁን ስለላከ ነው። ተወዳጆቹ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ወደደን፣ እኛም እርስ በርሳችን መውደድ ይገባናል። አምላክን ማንም በፍጹም አይቶት አያውቅም፤ እኛ እርስ በርሳችን ብንወዳደን፣ አምላክ በእኛ ውስጥ ይኖራል እና ፍቅሩ በእኛ ውስጥ የተፈጸመ ነው። በዚህ እናውቃለን ምክንያቱም በእርሱ

እንኖራለን እና እርሱ በእኛ ደኖራል፤ ምክንያቱም ከመንፈሱ ሰጥቶናል። እናም እኛ ርኪነ እንመሰክርም ከመ ከብ ወልጶ መድኅኒተ ዓለምን ፈነወ። ማንም እርሱ ያመነ ይሆን ማለት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፤ እግዚአብሔር በእርሱ ደኖራል እና እርሱም በእግዚአብሔር ደኖራል። እና እኛ አውቀናል እናም አምነናል ፍቅሩን የአምላክ በእኛ ውስጥ ያለውን። አምላክ ፍቅር ነው፤ እና በፍቅር ውስጥ የሚኖር በአምላክ ውስጥ ደኖራል እና አምላክም በእርሱ ውስጥ። በዚህ ፍቅር ከእኛ ጋር ተፈጽሟል፤ እንዲሁም በፍርድ ቀን ድፍረት እንደዝ፤ ምክንያቱም እንደ ያ አንድ እንደሆነ፤ እኛም በዚህ ዓለም ውስጥ ነን። ፍርሃት በፍቅር ውስጥ የለም፤ ነገር ግን ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን ወደ ውጭ ትጥላለች፤ ምክንያቱም ፍርሃት ቅጣት ስላለው፤ የሚፈራው ግን በፍቅር ውስጥ አልተፈጸመም። ጎነ እንፈቅሮ እርሱን፤ ስለ እርሱ መጀመሪያ ፈቀረን። ከሆነ አንድ ሰው አምላክን አወዳለሁ ቢል እና ወንድሙን ቢጠላ፤ ሐሰተኛ ነው፤ ምክንያቱም የተመለከተውን ወንድሙን የማይወድ፤ ያልተመለከተውን አምላክን እንዴት ሊወድ ይቻላል? እናም ይህን ትእዛዝ ከእርሱ እንደዛለን፤ እንዲሁም አምላክን የሚወድ ወንድሙንም ይወዳል።

5

ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚያምን ሁሉ ከአምላክ ተወልዷል፤ እና ያወለደውን የሚወድ ሁሉ ከእርሱ የተወለደውንም ይወዳል። በዚህ እናውቃለን የእግዚአብሔርን ልጆች እንደምንወድ፤ እግዚአብሔርን በምንወድበት እና የእርሱን ትእዛዛት በምንጠብቅበት ጊዜ። ይህን ለ ናት የአምላክ ፍቅር፤ የእርሱን ትእዛዛት እንጠብቅ፤ እና የእርሱ ትእዛዛት ከባድ አይደሉም። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል፤ እናም ዓለምን ያሸነፈች ድል ይህን ናት፤ የእኛ አምነት። መን ነው ዓለምን የሚያሸንፈው፤ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ካላመነ በስተቀር? ይህ ነው በውኃና በደም የመጣው፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ በውኃ ብቻ አይደለም፤ ግን በውኃና በደም፤ እና መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክረው ነው፤ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ አውነት ነው። ስለ ሦስት የሚመሰክሩ በሰማይ ናቸው፤ አብ፤ ቃል እና መንፈስ ቅዱስ፤ እና

እነዚህ ሦስቱ አንድ ናቸው፤ እና ሦስት የሚመሰክሩ በምድር ናቸው፤ መንፈስ እና ውሃ እና ደም፤ እና እነዚህ ሦስቱ ወደ አንድ ናቸው። ከሰዎች ምስክርነት እንቀበል፤ የእግዚአብሔር ምስክርነት ታላቅ ነው፤ ምክንያቱም ይህ የእግዚአብሔር ምስክርነት ነው የእርሱን ልጅ ስለ አስመስክሯል። በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን ምስክርነቱን በራሱ ይዟል፤ በእግዚአብሔር የማያምን እግዚአብሔርን ሐሰተኛ አድርጎታል፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ ልጁ ባስመሰከረው ምስክርነት አላመነም። ይህም ምስክርነት ናት፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ሕይወትን ሰጠን፤ እናም ይህ ሕይወት በልጁ ውስጥ ናት። ዘይዕቀብ ወልደ፤ ይዕቀብ ሕይወተ። ዘኢይዕቀብ ወልደ እግዚአብሔር፤ ሕይወተ አይዕቀብ።

እነዚህን ጻፍኩላቸው፤ ለእናንተ በእግዚአብሔር ልጅ ስም የምታምኑ፤ ዘለዓለም ሕይወት እንዳላቸው እንድታውቁ፤ እናም በእግዚአብሔር ልጅ ስም እንድታምኑ። ወይህ፤ ነው፡፡ ግልጽነት፡፡ ዘነበረን፡፡ ወደ፡እርሱ፡፡ ምክንያቱም፡፡ ከሆነ፡፡ ምንም፡፡ ነገር፡፡ እንጠይቅ፡፡ እንደ፡፡ ፈቃዱ፡፡ ይሰማናል፡፡ እና እንደምናውቅ የምንጠይቀውን ይሰማናል፡፡ እናውቃለን የጠየቅናቸውን ጥያቄዎች ከእርሱ እንዳለን። ብዩ ሰው ወንድሙን የሚበድል በደል ወደ ሞት ያልሆነ ቢያይ፤ ይጠይቃል፤ እና ለእርሱ ሕይወትን ይሰጣል፤ ለእነዚያ ወደ ሞት ያልሆነ የሚበድሉ። በደል ወደ ሞት የሚሆን አለ፤ ስለዚያ እንዲጠይቅ አልገም። ኩሉ ዐመፀ ኅጢአት ውስቱ ወይሁኑ ኅጢአት እንተ ኢኅበ ሞት። እናውቃለን እንጂ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተወለደው አይኅጥስም፤ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደው እራሱን ይጠብቃል፤ እናም ክፉው እርሱን አይነካም። እናውቃለን ከአምላክ እንደሆንን፤ እናም ዓለም ሁሉ በክፉ ውስጥ ይተኛል። እናውቃለን ግን ምክንያቱም ወልደ እግዚአብሔር መጥቷል እናም ሰጥቶናል አእምሮ እውነተኛውን እንድናውቅ፤ እናም በእውነተኛው ውስጥ ነን፤ በወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ። ይህ እውነተኛው እግዚአብሔር እና ዘለዓለማዊ ሕይወት ነው።

ልጆቹ፡ ከጣዖታት አራሳቸውን ጠብቁ፡ አሜን።

# የማቴዎስ ወንጌል

1

መጽሐፈ ዘውድጃት የሱስ ክርስቶስ፡ ወልደ ዳዊት፡ ወልደ  
 አብርሃም፡፡ አብርሃም ወለደ ደስሐቅን፤ ደስሐቅ ደግሞ ወለደ ያዕቆብን፤  
 ያዕቆብ ደግሞ ወለደ ይሁዳን እና አጎዊሁን፡፡ ይሁዳ ግን ከታማር  
 ፋራስንና ዘራን ወለደ፤ ፋራስም ሔዘሮምን ወለደ፤ ሔዘሮምም  
 አራምን ወለደ፡፡ አራም ወለደ አሚናዳብን፤ አሚናዳብም ወለደ ናዓሶንን፤  
 ናዓሶንም ወለደ ሰልሞንን፤ ሰልሞን ወወለደ በዶዝን እምራካብ፤ በዶዝ  
 ወወለደ ኦቤድን እምሩት፤ ኦቤድ ወወለደ ኢየሴን፡፡ ኢየሴ ግን ወለደ  
 ንጉሥ ዳዊትን፡፡ ንጉሥ ዳዊት ግን ወለደ ሰሎሞንን ከኡርያ ሚስት፡፡  
 ሰሎሞን ወወለደ ርሐብዓምን፤ ርሐብዓም ወወለደ አብያን፤ አብያ  
 ወወለደ አሳን፡፡ አሳ ዮሳፋጥን ወለደ፤ ዮሳፋጥም ዮራምን ወለደ፤  
 ዮራምም ዑዝያንን ወለደ፡፡ ዑዝያን ዮታምን ወለደ፤ ዮታም አካዝን  
 ወለደ፤ አካዝም ሕዝቅያስን ወለደ፡፡ ሕዝቅያስ መናሴን ወለደ፤ መናሴም  
 አሞንን ወለደ፤ አሞንም ዮስያስን ወለደ፡፡ ዮስያስ ግን ኢኮንያንና  
 ወንድሞቹን ወለደ በባቢሎን ግዛት ጊዜ፡፡

ከባቢሎን ግዛት በኋላ ግን ኢኮንያስ ሰላትኤልን ወለደ፤ ሰላትኤልም  
 ዘሩባቤልን ወለደ፡፡ ዘሩባቤል ወለደ አቢሁድን፤ አቢሁድም ወለደ  
 ኤልያቄምን፤ ኤልያቄምም ወለደ አዘርን፡፡ አዘር ወለደ ሳዶቅን፤ ሳዶቅ  
 ወለደ አኬምን፤ አኬም ወለደ ኤልዩድን፡፡ ኤልዩድ ወለደ ኤልዓዘርን፤  
 ኤልዓዘር ወለደ ማታንን፤ ማታን ወለደ ያዕቆብን፡፡ ያዕቆብ ደግሞ ወለደ  
 የማርያምን ባል ዮሴፍን፤ ከእርስዋም ተወለደ ክርስቶስ የተባለው  
 ኢየሱስ፡፡ ስለዚህ ሁሉም ትውልዶች ከአብርሃም እስከ ዳዊት አሥራ  
 አራት ትውልዶች፤ እና ከዳዊት እስከ የባቢሎን ግዛት አሥራ አራት  
 ትውልዶች፤ እና ከባቢሎን ግዛት እስከ ክርስቶስ አሥራ አራት ትውልዶች  
 ናቸው፡፡

የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ግን እንዲህ ነበረ፡፡ እናቱ ማርያም ለዮሴፍ  
 ከመጋባቷ በፊት፤ እነርሱ ከመሰባሰባቸው በፊት፤ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ

በማሳጠን ተገኘች። ዮሴፍ ግን ባሏ ዳኛቅ ስለነበረ እና በይፋ ማሳፈር ስላልፈለገ በስሙ ለመፋታት ወሰነ። እነዚህን ግን እርሱ ሲያስብ፣ እነሆ የግድታ መልክክ በሐልም ታየው እንዲህ ብሎ፡ ዮሴፍ የዳዊት ልጅ፣ ማርያምን ሚስትህን ለመውሰድ አትፍራ፤ በእርስዋ የተወለደው ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ወልድ ትወልዳለህ፤ ስሙንም ኢየሱስ ትጠራለህ፤ እርሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና። ይህ ግን ሁሉ ሆኗል የተነገረው በጌታ በነቢዩ አማካይነት የተባለው እንዲፈጸም ተመልከት፤ ድንግል በማሳጠን ተይዝና ወልድ ትወልዳለህ፤ ስሙንም ኢማኑኤል ይጠሩታል፤ ትርጉሙም አምላክ ከእኛ ጋር ነው።

ተነሥቶ ግን ዮሴፍ አምላክን ሐልሙ፡ ገብረ ከመ አዘዘ ሎቱ መልክክ እግዚአብሔር፡ ወነሥክ ብእሲቶ። ወአያውቃትም እስከ ወልደቸ ልጄን በኩጉን ድረስ ፣ ወሰመየ ስሙን ኢየሱስ ።

2

ኢየሱስ በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሥ ሄሮድስ ዘመን ተወልዶ፣ እነሆ አስማተኞች ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። እንዲህ እያሉ፣ የት ነው የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ? ከዋክብቱን በምሥራቅ ርኪነ እናም ለእርሱ ለመስገድ መጣን። ንጉሥ ሄሮድስ ሰምቶ ግን ተረበሸ፣ እና ኢየሩሳሌም ሁሉ ከእርሱ ጋር ተረበሸች። ወአሰባስቦ ለኩሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ዘሕዝብ፡ ተጠይቀ እምኔሆም የት ክርስቶስ ይወለድ። እነርሱ ግን አሉት፡ በይሁዳ ቤተልሔም፤ እንደዚህ ለ በነቢዩ ተጽሐፊ። እናም አንተ ቤተልሔም፣ የይሁዳ ምድር፣ በይሁዳ መሪዎች መካከል በምንም መንገድ ትንሹ አይደለህም፣ ከአንተ ይወጣል መሪ፣ እርሱም የኔን ህዝብ ኢስራኤልን ይሰብካል።

ከዚያ ሄሮድስ በስሙ ማጎስን ጠርቶ፣ የታየውን ኮከብ ጊዜ ከእነርሱ በትክክል አወቀ። እና ወደ ቤተልሔም ላካቸው፣ አለም፣ ሄዳቸሁ ስለ ልጁ በትክክል ፈትሹ፤ ሲያገኙት ግን ለእኔ ዘግቡ፣ እኔም መጥቼ እሰግድለት። እነሱም የንጉሱን ቃል ከሰሙ በኋላ ሄዱ። እናም እነሆ በምስራቅ ያዩት ኮከብ ሲመጣ ከልጁ በላይ እስኪቆም ድረስ ሲመራቸው ነበር። ባዩ ግን

ኮከቡን ባዩ በጣም ታላቅ ደስታ ተደሰቱ። ወመጺኦም ውስተ ቤት ርክዩ ሕፃነ ምስለ ማርያም አሙ፤ ወወድቁ ሰገዱ ሎቱ፤ ወከሠቱ መዝገበ ሀብቶሙ አምጽኡ ሎቱ ስጦታተ፡ ወርቀ ወአፍ ወሰሚረ። እና በሕልም ተማክረው ወደ ሄሮድስ እንዳይመለሱ በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ተመለሱ።

ከተሰገው በኋላ እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታዩው እያለ፡ ተነሥተህ ሕፃኑን እና እናቱን ውሰድና ወደ ግብጽ ሸሽ፡ እስክልህ ድረስ እዚያ ሁን፡ ሄሮድስ ሕፃኑን ለማጥፋት ሊፈልገው ነውና። ውስቱ ግን ተንሥኑ ነሥክ ለውስቱ ሕፃን ወለእሙ በሌሊት ወተሰገው ውስተ ግብጽ። እና እስከ ሄሮድስ ሞት ድረስ እዚያ ነበረ፤ እንዲሁም በነቢዩ አማካይነት በገታ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ፡ ከግብጽ ልጄን ጠራሁ።

ከዚያ ሄሮድስ በመኮንኖቹ እንደተሳለቀበት ባየ ጊዜ በጣም ተቈጣ፤ እና ሰዎቹን ልኮ በቤተሐሌም እና በሁሉም ድንበሮቹ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ልጆቹ ከሁለት ዓመት እና በታች ገደለ፡ ከመኮንኖቹ በተክክል እንደ አወቀው ጊዜ። ከዚያ የተነገረው በነቢዩ ኢየራሚያስ እያለ ተፈጸመ፡ ድምፅ በራማህ ተሰማ፡ ልቅሶና ማልቀስና ብዙ ማቅለሽለሽ፡ ራሄል ልጆቿን እያለቀሰች፡ እናም መጽናናትን አልፈለገችም፡ ምክንያቱም የሉም።

ሄሮድስ ሲሞት ግን እነሆ የጎይታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ በግብፅ ይታያል እያለ፡ ተነሥቶ ያንን ሕፃን እና እናቱን ውሰድ እና ወደ እስራኤል ምድር ሂድ፡ የሕፃኑን ነፍስ እየፈለገ የነበሩት ሞተዋልና። እርሱ ግን ተነሥቶ ሕፃኑን እና እናቱን ወስዶ ወደ እስራኤል ምድር መጣ።

ግን አርኬላዎስ በአባቱ ሄሮድስ ምትክ በይሁዳ ላይ እንደነገሠ ሰምቶ፡ ወደዚያ ለመሄድ ፈራ፤ ግን በሕልም ተማክሮ ወደ ገሊላ አካባቢዎቹ ተመለሰ። እና መጥቶ በናዝሬት በምትባል ከተማ ኖረ፤ በነቢያት የተነገረው ናዝሬቱ ይባላል የሚለው እንዲፈጸም።

በእነዚያ መዋዕል ዮሐንስ መጠምቅ በይሁዳ ምድረ በዳ አዳሰበከ ይመጣል። ወእንዘ ይብል፡ ተመዩጡ፡ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት ። ይህ ለ ነው በነቢዩ በኢሳይያስ የተነገረው እያለ፡ ድምጽ በበረሃ የሚጮህ፡ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፡ መንገዶቹን ቀጥተኛ አድርጉ።

እርሱ ግን ዮሐንስ ልብሱ ከግመል ጸጉር የተሰራ እና የቆዳ ቀበቶ በወገቡ ዙሪያ ነበረው ፣ ምግቡ ደግሞ አንበጣና የዱር ማር ነበር ። ከዚያ ወደ እርሱ ኢየሩሳሌም ወኩሉ ይሁዳ ወኩሉ አውራጃ ዘዙሪያ ዮርዳኖስ ወጡ። እና በዮርዳኖስ ወንዝ ኃጢአቶቻቸውን እየተናዘዙ በእርሱ ይጠመቁ ነበር።

ባዩ ግን ብዙዎቻን ከፈሪሳውያን እና ከሰዱቃውያን ወደ ጥምቀቱ መጨዎቻን አላቸው አለ። ዘር የአባቦቹ፣ ማን አሳያቸው ከሚመጣው ቁጣ ለማምለጥ? እንግዲህ ለንስሐ ብቁ የሆነ ፍሬ ስሩ፣ እናም በራሳቸው አባት አለን ዘአብርሃም ብላቸው ላታሰቡ። እላቸዱለሁ እግዚአብሔር ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆቻን ማስነሳት ይቻላልና። ቀድሞውኑ ግን ዘመንበሉ በዕፀዋቱ ሥር ላይ ተቀምጧል፣ ስለዚህ መልካም ፍሬ የማያፈራ ዕፀ ሁሉ ይቈረጣል እና ወደ አሳት ይጣላል።

አነ እንግዲህ በውሃ ወደ ንስሐ እናንተን አጠምቃለሁ ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከኔ የበለጠ ጠንካራ ነው ፣ የእርሱን ጫማዎች ለመሸከም እንኳን በቂ አይደለሁም ፣ እርሱ እናንተን በመንፈስ ቅዱስ እና በአሳት ያጠምቃል ። የማጽዳት መሣሪያው በእጁ ያለው እና የአህል ማረሻ ቦታውን በጥልቀት ያጸዳል፣ እና አህሉን ወደ መጋዘን ይሰበስባል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ አሳት ያቃጥላል።

ከዚያ ኢየሱስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ወደ እርሱ መጣ። ግን ዮሐንስ እሱን እየከለከለ እያለ፣ እኔ በአንተ ለመጠመቅ ፍላጎት አለኝ፣ እና አንተ ወደ እኔ ተመጣለህ? መልስ ሰጥቶ ግን ኢየሱስ

ወደ አርሱ ካለ፣ አሁን ይቅር በል፣ እንደዚህ ማድረግ ሁሉን ጽድቅ ለመፈጸም ለእኛ ተገቢ ነው። ከዚያ ይፈቅዷል። እናም ኢየሱስ ተጠምቆ ወዲያውኑ ከውሃው ወጣ፣ እናም እነሆ ሰማያት ለአርሱ ተከፈቱ፣ እናም የአግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ እየወረደ እና ወደ አርሱ ላይ እየመጣ ተመለከተ። እና እነሆ ድምፅ ከሰማያት እያለቸ፣ ይህ ነው የኔ ተወዳጅ ልጅ፣ በአርሱ ደስ ብሎኛል።

4

ከዚያ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ወደ በረሃ ተመራ በዲያብሎስ ለመፈተን። እና ለአርባ ቀናት እና ለአርባ ሌሊታት ከጾመ በኋላ ራብ። እና ፈታኙ ወደ አርሱ ቀርቦ ካለ፣ የአምላክ ልጅ ከሆነክ፣ እነዚህ ድንጋዮች እንጂራ እንዲሆኑ በል። ሆኖም አርሱ መልስ ሰጥቶ እንዲህ አለ፣ ተጽፏል፣ ሰው በዳቦ ብቻ አይኖርም፣ ነገር ግን ከአግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ሁሉ ቃል ይኖራል። ከዚያ ዲያብሎስ አርሱን ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደው፣ እና በመቅደሱ ጫፍ ላይ አቆመው። ወይብሎ፣ አመ ወልደ እግዚአብሔር አንተ፣ ውደይ ርክስከ ታሐተ፣ አስመ ጽሑፍ ሀሎ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዝ በእንቲክከ፣ ወላዕለ እደዊሆሙ ይጸውሩከ፣ ከመ ኢትሰቀጥ እገራከ ኅብ እብን።

ኢየሱስ ለአርሱ አለው፣ እንደገና ተጽሐፊ፣ ግደታ አምላክህን አትፈትን።

እንደገና ዲያብሎስ አርሱን ወደ በጣም ከፍተኛ ተራራ ወሰደው፣ እና የዓለምን ሁሉንም መንግሥታት እና የእነርሱን ክብር አሳደው። እና ደላል ለአርሱ፣ እነዚህን ሁሉ ለአንተ አሰጣለሁ፣ ወድቆ ለእኔ ብታመልክ። ከዚያ ኢየሱስ ለአርሱ ደላል፣ ከእኔ ኋላ ሂድ፣ ሰይጣን፣ ለምክንያቱም ተጽፏል፣ ጌታ አምላክህን ትሰግዳለህ እና ለአርሱ ብቻ ታገለግላለህ። ከዚያ ዲያብሎስ ይለቅቀዋል፣ እና እነሆ መላእክት መጥተው ይገልግሉት ነበር።

ኢየሱስ ግን ዮሐንስ እንደተሰጠ ሰምቶ ወደ ገሊላ ተመለሰ። ወትቶ፣ ለናዝሬት፣ መጺኡ፣ ጎደረ፣ ውስተ፣ ካፐርናሁም፣ እንተ፣ ትነብር፣ ኅብ።

ባሕር፡ በውስተ፡ አድባረ፡ ዘቡሎን፡ ወንፍታሌም። ከመ ደትመልክ  
ዘተነግረ በኢሳይያስ ነቢይ እንደ ደብል። የዘቡሎን መሬት እና  
የንፍታሌም መሬት፡ የባሕር መንገድ፡ ከዮርዳኖስ ማዶ፡ የአሕዛብ ገሊላ፡  
ሕዝብ ዘይነብር በጽልመት ዐቢየ ብርሃን ርክዳ ፣ ወለእለ ደነብሩ በምድረ  
ጽላሎተ ሞት ብርሃን ወጽኦ ሎሙ ።

ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ኢየሱስ ማስታወቅና መናገር ጀመረ፡ ንሱ፤  
የሰማያት መንግሥት ቀርባለችና።

እየተመለሰ ግን በገሊላ ባሕር ዳር ሁለት ወንድሞቹን አየ፡ ስምዖን  
የሚባለው ጴጥሮስ እና አንድርያስ ወንድሙ፤ መረብ እየወረወረ ወደ  
ባሕር፤ አሳ አጥማጃቸ ነበሩ። እና እንዲህ አላቸው፤ ኋላዬ ኑ፤ እናንተን  
የሰዎቹ አሳ አጥማጃቸ እሰራቸዋለሁ። እነርሱ ግን ወዲያውኑ መረቦቹን  
ትተው ተከተሉት። ወሐረ፡ እምህየ፡ ወርእየ፡ ካልኣነ፡ ክልኤተ፡ አኅወ፡  
ያዕቆብ፡ ወልደ፡ ዘብዴዎስ፡ ወዮሐንስ፡ እኑሁ፡ ውስተ፡ መርከብ፡ ምስለ፡  
ዘብዴዎስ፡ አቡሆሙ፡ እንዘ፡ ያስተሰርዩ፡ መሣፍንቲሆሙ፡ ወጸውዖሙ።  
እነርሱ ግን ወዲያውኑ መርከቡንና አባታቸውን ትተው ተከተሉት።

እና ኢየሱስ በመላ ገሊላ እየዘረ በጉባኤያቸቸው እያስተማረ፤  
የመንግሥቱን ወንጌል እየሰበከ፤ እና በሕዝቡ መካከል ያለውን ሁሉንም  
ሕመም እና ሁሉንም ደዌ እያገለገለ ነበር። እና ሄደ መስማዕቱ ውስተ  
ኩሉ ሰርያ፤ እና አምጽኩ ኅቤሁ ኩሎሙ እኩያነ ዘሀለዉ በዘልፈልፈ ደዌ  
ወሕማማት ዘተጸመዱ፤ ወዘተጋኒኑ ወዘሕምመ ወርኅ ወዘሕምመ  
ምንዳቤ፤ ወፈወሶሙ። እና ብዙ ሕዝቦቹ ከገሊላ፤ ከዴካፖሊስ፤  
ከኢየሩሳሌም፤ ከይሁዳ እና ከዮርዳኖስ ማዶ ተከተሉት።

5

ሀዘቦቹን ባየ ግን ወደ ተራራው ወጣ፤ እና እርሱ ከተቀመጠ በኋላ  
ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ መጡ። ወከፈተ፡አፏሁ፡ወይምህሮሙ፡እንዘ፡  
ደብል፡ ብፁዓን እሙንቱ ነዳያን በመንፈስ፡ እስመ ዘሊሆሙ ደክቲ  
መንግሥተ ሰማያት። ብፁዓን እሙንቱ ዘይበክዩ፡ እስመ ሶቦሙ

ይትፈረህህ። ብጹዓን እሙንቱ ትሑታን፤ አስመ እሙንቱ ደወርሱ  
ምድረ። ብጹዓን እሙንቱ ዘይጸምኡ ወዘይጸሐዩ ለጽድቅ፤ አስመ  
ውእቶሙ ይጸግቡ። ብጹዓን እሙ ምሕረተኞቹ፤ አስመ ኪሮሙ  
ይምሐሩ። ብጹዓን እሙንቱ ንጹሐን በልብ፤ አስመ እሙንቱ  
ለእግዚአብሔር ደጌእዩ። ብጹዓን፤ እሙንቱ፤ ገባራነ፤ ሰላም፤ አስመ፤  
ውእቶሙ፤ ውሉድ፤ እግዚአብሔር፤ ደሰመዩ። ብጹዓን እሙንቱ ዘተሰደዱ  
በአንተ ጽድቅ፤ አስመ ዚአሆሙ ይኣቲ መንግሥተ ሰማያት። ብጹዓን  
አንተሙ መቼ ይነቅሩክሙ ወይሰድዱክሙ ወይብሉ ኩሎ አኩዩ ቃለ  
በእንቲአክሙ እንዘ ደዋሹ በእንቲአዩ። ተደሰቱ እና ተደሰቱ፤ ምክንያቱም  
ዋጋቸሁ ብዙ ነው በሰማያት፤ እንደዚህ ምክንያቱም አሳደዱ ነቢያትን  
እነዚያን ከእናንተ በፊት።

እናንተ የምድራቱ ጨው ናችሁ፤ ግን ጨው ጣዕሙ ቢጠፋ በምን  
ይጨው ይሆናል? ከዚያ በኋላ ወደ ውጭ ተጥሎ በሰዎች እግር  
እንዲረገጥ እንጂ ለሌላ ምንም አይጠቅምም። አንትም የዓለም ብርሃን  
ናችሁ። በተራራ ላይ የተቀመጠች ከተማ መደበቅ አትቸልም። ወአይ  
ያቃጥሉ መብራትን እና ያስቀምጡት በቅርጫት ስር፤ ነገር ግን  
በመብራት ማስቀመጫ ላይ፤ እና ያበራል ለሁሉም በቤት ውስጥ ላሉት።  
በዚህ ሁኔታ ብርሃናችሁ ደብራ በሰዎች ፊት፤ እንዲሁም መልካም  
ሥራዎቻችሁን ይመለከቱ እና በሰማያት ያለውን አባታችሁን ያከብሩ።

አትሰሰቡ እንጂ ሕጉን ወይም ነቢያትን ለማፍረስ መጣሁ፤  
ለማፍረስ አልመጣሁም፤ ግን ለመፈጸም። አሜን እላችኋለሁ፤ ሰማይና  
ምድር እስኪያልፉ ድረስ፤ አንድ ኢዮታ ወይም አንድ ሰርፍ ከሕግ ፈጽሞ  
አይለፍም እስከ ሁሉ እስኪሆን ድረስ። ማንም እንደሆነ ስለዚህ አንዱን  
ከእነዚህ ትንንቶቹ ትእዛዛት ያፈርሳል እና እንዲህ ሰዎችን ያስተምራል፤  
ትንቹ ደባላል በሰማያት መንግሥት፤ ማንም ግን ቢሆን ያደርጋል እና  
ያስተምራል፤ ይህ ታላቅ ደባላል በሰማያት መንግሥት። አላለሁ ለእናንተ  
ምክንያቱም ጽድቃችሁ ከጸሐፊዎቹ እና ከፈሪሳውያን ደልቅ ካልበለጠ  
ወደ ሰማያት መንግሥት አትገቡም። ሰማችሁ ምክንያቱም ለአሮጊቶች  
ተነገረ፤ አትግደል፤ ማንም ግን የገደለ ለፍርድ ተጠያቂ ይሆናል። እኔ ግን  
እላችኋለሁ፤ ለወንድሙ በዘፈቀደ የሚቈጣ ሁሉ ለፍርድ ተጠያቂ

ደሆናል፤ ለወንጀሉ ራቃ የሚል ለምክር ቤት ተጠያቂ ደሆናል፤ ሞገ  
የሚል ደግሞ ወደ አሳት ገሃነም ተጠያቂ ደሆናል። ስለዚህ ከሆነ  
ስጦታህን በመሠዊያው ላይ ስታቀርብ እና እዚያ ወንጀምህ በአንተ ላይ  
የሆነ ነገር እንዳለው ስታስታውስ፤ ስጦታህን እዚያ በመሠዊያው ፊት  
ትቶ፣ መጀመሪያ ሂደቱ ከወንጀምህ ጋር ታረቅ፣ ከዚያም መጥተህ  
ስጦታህን አቅርብ። ከተቃዋሚህ ጋር በመንገድ ላይ እያለህ በፍጥነት ደግ  
ሁን፣ እንዳይሆን ተቃዋሚው ለዳኛው ያስረክብህ እና ዳኛውም ለረዳቱ  
ያስረክብህ፣ እና ወደ ማረሚያ ቤት ትጣል። አሜን አላለሁ ለአንተ፣ ከዚያ  
አትወጣም እስከ መጨረሻውን ሳንቲም እስክትመልስ ድረስ።

ለጥንታውያን አታመንዩ ተብሎ እንደተነገረ ሰማቸው። እኔ ግን  
እላለሁ ለአንተ፣ ሁሉ ሴትን ለመመኘት የሚያይቅ ቀድሞውኑ በልቡ  
አመሰቀላት። ግን የቀኝ አይንህ ካስተናገደህ፣ ቅድድሙ እና ከአንተ  
ጣለው፣ አንድ አካልህ ደጠፋ እንጂ ሙሉ ሰውነትህ ወደ ገሀነም  
እንዳይጣል ለአንተ ጠቃሚ ነው። እና የቀኝ እጅህ ካስተናገደህ ችህ፣  
ቁረጣት እና ከአንተ ጣላት፣ ምክንያቱም አንድ ከአካላትህ ማጥፋት  
ይሻልሃል እንጂ ሙሉ ሰውነትህ ወደ ገሃነም እንዳይጣል።

ተብሏል ግን፣ ማንም ሚስቱን የሚያፈታ ለእርሰዋ የፍቺ ሰነድ  
ይሰጣት። እኔ ግን እላለሁ ለአንተ፣ ማንም ሚስቱን የሚያሰናብት  
በስተቀር በዝሙት ምክንያት፣ እሷን ዝሙት እንድትለማመድ  
ያደርጋታል፣ እና ማንም የተሰናበተችን ሴት የሚያገባ ዝሙት  
ይለማመዳል።

ደግሞ ሰማቸው ምክንያቱም ለጥንታውያን ተነገረ፣ በሐሰት  
አትምሉ፣ ግን መሐላዎቻህን ለጌታ ትመልስ። እኔ ግን እላለሁ ለአንተ፣  
ፈጽሞ አትምሉ፣ በሰማይም አትምሉ፣ ስለሆነም የእግዚአብሔር ዙፋን  
ነው። በምድር ላይ አይደለም፣ ምክንያቱም የእግሮቹ መረገጫ ናት፤ ወደ  
ኢየሩሳሌም አይደለም፣ ምክንያቱም የታላቁ ንጉሥ ከተማ ናት። ወአትም  
በራሱህ ራስ ትምሕል፣ ስለዚህ አንድን ፀገር ነጭ ወይም ጥቁር  
ለማድረግ አትችልም። ቃላቸው አዎ አዎ፣ አይ አይ ደሁን፣ ከእነዚህ  
ያለፈው ግን ከክፉ ነው።

ሰማቸው ምክንያቱም ተነግሯል፡ ዓይን በምትኩ ዓይን እና ጥርስ በምትኩ ጥርስ። እኔ ግን እላለሁ ለእናንተ፡ ለክፉው አትቃወሙ፤ ነገር ግን ማንም በቀኝ ጉንጭ ላይ የሚመታቸው ሌላውንም አዙሩለት። ለሚፈልግ ከአንተ ጋር ይፈረድ እና ቀሚስህን ይውሰድ፤ ተው ለእርሱ እና ልብስህንም። እና ማንኛውም አንተን ያስገድድ አንድ ማይል፤ ከእርሱ ጋር ሁለት ሂድ። ለሚጠይቅህ ስጥ፤ እናም ከአንተ ለመበደር የሚወድን አትመለስ።

ሰማቸው ምክንያቱም ተብሏል፡ ጎረቤትህን ትወዳለህ እና ጠላትህን ትጠላለህ። እኔ ግን እላለሁ ለእናንተ፡ ጠላቶቻቸውን ውደዱ፤ የሚረግሙአቸውን ባርኩ፤ የሚጠሉአቸውን በደንብ አድርጉላቸው፤ እና የሚያሳዝኑአቸውንና የሚያሳድዱአቸውን ስለ ጸልዩ። አንደ ትሆኑ የሰማያዊው አባታቸው ልጆቹ፤ ምክንያቱም ፀሐዩን ያወጣል በክፉዎቻቸው በመልካሞቹ ላይ እና ያዝንባል በጻድቃንና በዓመፀኞቹ ላይ። ለምን እንደሆነ ከሆነ እናንተ የሚወዱአቸውን ትወዱ፤ ምን ደመወዝ አላቸው? የግብር ሰብሳቢዎቻችንም እንዲሁ አያደርጉም? እና የእናንተን ወዳጆች ብቻ ብትሰላምሙ ምን ልዕል ታደርጋላቸው? የቀረጥ ሰብሳቢዎቻችንም እንደዚህ አያደርጉም እንዴት? ስለዚህ እናንተ ፍጹማን ትሆናላቸው፤ እንደ አባታቸው በሰማያት ያለው ፍጹም እንደሆነ።

6

ተጠንቀቁ ዘምጽዋትክሙ እንዳይትገበሩ ቅድመ ሰብአ ከመ ደርአዩክሙ ለሎሙ፤ ለእመ ዘእንበሌሁ ዐስበ አልብክሙ እምነበ አቡክሙ ዘበሰማያት። ስለዚህ መቼ ምጽዋት ስታደርግ፡ ቀንድ አትነፋ ከፊትህ፤ እንደ ሐሰተኞቹ በግባኤዎቹ እና በመንገዶቹ ያደርጉት፤ በሰዎች እንዲሰበሁ፤ አሜን እላለሁ ለእናንተ፤ ደመወዛቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን መጽናትን ስታደርግ፡ የግራህ እጅ የቀኝህ እጅ ምን እንደሚያደርግ አትፍቀድ እንድታውቅ። እንዲሆን የአንተ መሐረት በምስጢር፤ እና አብህ ዘይመለከት በምስጢር ይመልስልህ በግልጽ።

ወመቼ ጸሎት አይ ትሆን እንደ እነዚያ ግብዞቹ፤ ምክንያቱም ደወዳሎ በምኩራብት ወበማዕዘናት መንገዶቹ ቆመው ለመጸለይ፤ እንዲሆን ደመስሎ ለሰዎች። አሜን አላለሁ ለእናንተ፤ ምክንያቱም ተቀብለዋል ደመወዘቸውን። አንተ ግን መቼ ተጸልይ፤ ግባ ወደ ውስጥ ክፍልህ፤ እና በርህን ዘግተህ ጸልይ ለአባትህ በምስጢር፤ እና አባትህ በምስጢር እያየ ደመልስልሃል በግልጽ።

ስትጸልዉ ግን እንደ አሕዛብ አትጨነቁ፤ እነርሱ በብዙ ቃላቶቻቸው እንደሚሰሙ ደመስላቸዋልና። አይ ስለዚህ እንደእነርሱ ትሁኑ፤ ያውቃልና አባታቸው ምን ፍላጎት እንዳላቸው እናንተ ከመጠየቃቸው በፊት። ስለዚህ እንግዲህ እናንተ እንደዚህ ጸልዩ፡ አባታችን ሆይ በሰማያት ያለ፡ ስምህ ይቀደስ፤ ትምጣ መንግሥትክ፤ ትኩን ፈቃድክ፤ ከመ በሰማይ፤ ወላዕለ ምድር። ዘእክለነ፡ ዘዕለታዊ፡ ሀበነ፡ ዮም። እና ይቅር በእን እዳዎቻችንን፤ እንደ እኛም የምንቅር ለእዳተኞቻችን፤ እና አታምጣን ወደ ፈተና፤ ነገር ግን አድነን ከ እኩይ። ስለ ያንተ ነው መንግሥት እና ኃይል እና ክብር ለዘላለም፤ አሜን።

ለሰዎች ኃጢአታቸውን ብትፈቅዱ፤ ሰማያዊው አባታቸው ደግሮ ለእናንተም ይቅር ይላችኋል። ግን እንተ አንተም ኢታሕድጉ ለሰብእ ኅጢአቶሙ፡ ወኢሽዋ አቡክሙ ይሕድግ ኅጢአቲክሙ።

ግን ስትጸሙ፤ እንደ እነዚያ ግብዞቹ ጨለምተኞቹ አትሁኑ፤ ለሰዎች ጸመኞቹ እንዲመስሉ ፊታቸውን ያጠፋሉና፤ አሜን አላችኋለሁ ደመወዘቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጸም ራስህን ቀባ እና ፊትህን ታጠብ። ስለዚህ ለሰዎች ጸም ስትጸም አትታይ፤ ነገር ግን በምስጢር ላለው አባትህ ታይ፤ እና በምስጢር የሚያይ አባትህ በግልጽ ይመልስልሃል።

አትሰብስቡ ለእናንተ ሀብቶችን በምድር ላይ፤ በዚያ ትል እና ዝገት የሚያጠፋበት፤ እና ሌቦቹ የሚቆፍሩበትና የሚሰርቁበት። ግን ለእናንተ ሀብቶችን በሰማይ ያከማቹ፤ የት እርስዎም ሆነ ዝገት አያጠፋም፤ እና የት

ሌቦቹ አይቆፍሩም ወይም አይሰርቁም። ወደ ሀብታቸው ያለበት፣ አዚያም ልባቸው ይሆናል።

ብርሃን ናይ ሰውነት ዓይኒ እዩ፣ እንተ ቸነ ግና ዓይንኻ ቀሊል እንተ ቸይኑ፣ ምሉእ ሰውነትካ መሊኡ ብርሃን ክኸውን እዩ። ግን አይንህ ክኳ ከሆነ፣ አካልህ ሙሉ ጨለማ ይሆናል። ስለዚህ በአንተ ውስጥ ያለው ብርሃን ጨለማ ከሆነ፣ ጨለማው ምን ያህል ነው?

ማንም ሰው ሁለት ጌቶቹን ማገልገል አይቻልም፣ ምክንያቱም አንዱን ደጠላል እና ሌላውን ደወዳል፣ ወይም አንዱን ደጠብቃል እና ሌላውን ይንቀዋል። አምላክን ሀብትን አብረው ማገልገል አትችሉም።

በዚህ ምክንያት አላቸኋለሁ፣ ለነፍሳቸው ምን እንደምትበሉ እና ምን እንደምትጠጡ አትጨነቁ፣ ወይም ለሰውነታቸው ምን እንደምትለብሱ አትጨነቁ። ነፍስ ከምግብ የምትበልጥ አይደለችም? እና ሰውነት ከልብስ የሚበልጥ አይደለም? ተመልከቱ ወስተ አዕዋፍ ዘሰማይ፣ እስመ ኢይዘርኡ ወኢይዐጽዱ ወኢይአክቡ ወስተ መዛግብት፣ ወአቡክሙ ዘሰማያዊ ደመግቦሙ። አኮኑ አንትሙ ዐቢየ ትኔይሱ እምኔሆሙ። ማን ግን ከእናንተ በመጨነቅ ይቸላል በዕድሜው ላይ አንድ መዘን ለመጨመር? ወስለ ልብስ ምን ትጨነቃላችሁ? ተመልከቱ እነዚያን የሜዳ ሊልያዎቹ እንዴት እንደሚያድጉ፣ አይደክሙም ወይም አይሸመደሙም። አላቸኋለሁ ግን ሰሎሞን በሙሉ ክብሩ እንኳን እንደ እነዚህ አንዱ አልለበሰም። ግን የሜዳውን ሣር ዛሬ ያለ እና ነገ ወደ እቶን የሚጣል አምላክ እንደዚህ ያልብሰዋል፣ እናንተ የትንሽ እምነት ያላችሁ፣ በብዙ ደልቅ እናንተን አያልብሳችሁምን? እንግዲህ አትጨነቁ እያላችሁ፤ ምን እንብላ ወይስ ምን እንጠጣ ወይስ ምን እንልበስ? እነዚህን ሁሉ አሐዛብ ደፈልጋሉ፣ ለምክንያቱም የእናንተ ሰማያዊ አባት እነዚህን ሁሉ እንደምትፈልጉ ያውቃል። ግን መጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግሥት እና የእርሱን ጽድቅ ፈልጉ፣ እና እነዚህ ሁሉ ለእናንተ ይጨመራሉ። ስለዚህ ለነገ አትጨነቁ፣ ነገ ራሱን ይጨነቃልና፣ ለቀኑ ክፋቱ በቂ ነው።

አትፍረዱ፤ እንዳትፈረዱ። በምትፈርዱበት ፍርድ ትፈረዳላችሁ፤ እና በምትለኩበት መለኪያ ይለካላችሁ። ምን ግን ታያለህ ቅንጣቱን በወንድምህ ዓይን ውስጥ፡ ግንዱን ግን በራስህ ዓይን ውስጥ አታስተውልም? ወይስ እንዴት ትላለህ ለወንድምህ፡ ፍቀድ አወጣ ቅንጣቱን ከዓይንህ እና እነሆ ግንዱ በዓይንህ ነው? ግብረ ሰናይ፣ አውጻኦ መጀመሪያ ዘ ግንድ እምነ ዓይንክ፣ ወእምዝ ትርኢ ብግልጺ ለ ማውጻኦ ዘ ቅንጣብ እምነ ዓይነ ሐውከ።

ንቅዱስ ለውሻታት ካይትሃቡ፣ ወዕንቀታትኩም ድማ ቅድመ ሓንዚራት ካይትውርዉ፣ ዘይኮነ በእግሮም ይረግጹዎም ወተመይጡ ይቀድዱኩም።

ይጠይቁ፣ እናም ይሰጣችኋል፤ ፈልጉ፣ እናም ታገኛላችሁ፤ ደወሉ፣ እናም ይከፈትላችኋል። ሁሉ የሚጠይቅ ይቀበላል፣ እና የሚፈልግ ያገኛል፣ እና ለሚያንኳኳ ይከፈታል። ወይስ ማን ነው ከእናንተ ሰው፣ ዘእንተ ወልዱ እንጂራ ቢጠይቀው ድንጋይ የሚሰጠው? እና እንደ ዓሣ ቢጠይቅ፣ እባብ ይሰጠዋልን፣ ከሆነ ስለዚህ እናንተ ክፉዎች ሆናችሁ መልካም ስጦታዎችን ለልጆቻችሁ መስጠት እንደምታውቁ፣ በሰማያት ያለው አባታችሁ የሚጠይቁትን መልካሞችን በምን ያህል ይልቅ ይሰጣል።

ሁሉ እንግዲህ ብዙ እንደምትወዱ እንዲሁ ሰዎች ለእናንተ እንዲያደርጉ፣ እንደዚሁ እናንተም ላቸው አድርጉ፣ ይህ ለሕግና ለነቢያት ነው።

ግቡ በጠባብ በር፣ ምክንያቱም ሰፊ ናት በሯ እና ሰፊ ናት መንገዷ የምትመራ ወደ ጥፋት፣ እና ብዙዎች ናቸው የሚገቡ በእሷ። ምን ጠባብ ናት በረ እና የተጨነቀች ናት መንገዱ የምትመራ ወደ ሕይወት፣ እና ጥቂቶች ናቸው የሚያገኙዋት።

ትኩረት ስጡ ግን ከአነዚያ ሐሰተኛ ነቢያት፣ እነማን በበጎቸ ልብስ ወደ እናንተ ይመጣሉ፣ ከውስጥ ግን ዘራሬ ተኩላዎቻችን ናቸው። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋለችሁ። ከእሾህ ወይን ወይስ ከአሻንጉሊት በለስ አይሰበስቡም እንዴት? ስለዚህ ሁሉ ጥሩ ዛፍ ጥሩ ፍሬዎቻችን ያደርጋል፣ የበሰበሰው ዛፍ ግን ክፉ ፍሬዎቻችን ያደርጋል። ጥሩ ዛፍ ክፉ ፍሬዎቻችን ማፍራት አይቻልም፣ ወይም የበሰበሰ ዛፍ ጥሩ ፍሬዎቻችን ማፍራት አይቻልም። ጥሩ ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል እና ወደ እሳት ይጣላል። ስለዚህ ከፍሬዎቻቸው ታውቋቸዋለችሁ።

አይደለም ሁሉ እኔን ጌታ ጌታ የሚል ወደ የሰማያት መንግሥት ይገባል፣ ነገር ግን በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ። ብዙሐን ክብሉኒ ካብታ ዕለት፣ እግዚአብሔር እግዚአብሔር፣ ካይኮንን ብስምካ ተነበይና፣ ከምኡ'ውን ብስምካ አጋንንት አውጻእና፣ ከምኡ'ውን ብስምካ ኃይላት ብዙሐት ገበርና፣ እና ከዚያ እመሰክርላቸዋለሁ ምክንያቱም በፍጹም አላወቅኋችሁም፤ ርቁ ከእኔ እናንተ ሕገ-ብልሹነትን የምትሠሩ።

ኩሉ፣ እንከ፡ ዘይሰምዕ፡ ቃላትዩ፡ እሉ፡ ወይገብሮን፡ እመስሎ፡ ለብእሲ፡ ጠቢብ፡ ዘሐነጾ፡ ቤቶ፡ ላዕለ፡ ኩኩሕ። ዝናሙ ወረደ፤ ወንዞቹም መጡ፤ ነፋሳቱም ነፍ፤ በዚያም ቤት ላይ ደበቁ፤ ግን አልወደቀችም፤ በዓለት ላይ ስለተመሰረተች። ወኩሉ፡ ዘይሰምዕ፡ ቃልዩ፡ እሉ፡ ወኪይገብሮሙ፡ ይመስል፡ ለብእሲ፡ ሰሐቂ፡ ዘሐነጾ፡ ቤቶ፡ ዲብ፡ አሸዋ። እና ዝናቡ ወረደ፤ ወንዞቹም መጡ፤ ነፋሳቱም ነፍ፤ በዚያም ቤት ላይ ደበደቡ፤ ወደቀችም፤ ውድቀቷም ታላቅ ነበረች።

እና ኢየሱስ እነዚህን ቃላት ሲያጠናቅቅ ሕዝቦቹ በትምህርቱ ተደነቁ ለእነርሱ እያስተመረ ነበረ እንደ ሥልጣን ያለው፣ እና አይደለም እንደ ጸሐፊያኑ።

ከተራራው ከወረደ በኋላ ብዙ ሕዝቦች ተከተሉት። ወእመ፡ ለምጽ፡ መጸኢ፡ ሰገደ፡ ሎቱ፡ እንዘ፡ ይብል፡ እግዚአብሔር፡ እመ፡ ትፈቅድ፡ ትክል፡ ኪያዩ፡ ለእንጻሕ። ወዘርጋ እዴሁ ገሰሶ ኢየሱስ እንዘ ይብል፡ እፈቅድ፤ ንጹሕ ሁን። ወሶቤሃ ንጽሐት ለምጽ። እና ኢየሱስ ለእርሱ ይላል፤ ተመልከት ለማንም አትበል፤ ነገር ግን ሂድ ራስህን ለካህን አሳይ እና ሙሴ ያዘዘውን ስጦታ ለእነርሱ ምስክርነት አቅርብ።

ወደ ቃጳርናሁም ሲገባ፤ አንድ መቶ አለቃ ቀርቦ እየለመነው እና እያለው፤ ጎይታ፤ ልጄ በቤት ውስጥ ሸባ ሆኖ ተጥሎ፤ በጣም አየተሰቃየ ነው። ወይብሎ፡ ኢየሱስ፡ አነ፡ መጸኢ፡ እፈውሶ። እና መቶ አለቃው መልስ ሰጥቶ አለ፤ ጌታ፤ አንተ በጣራዬ ስር እንድትገባ የሚበቃ አይደለሁም፤ ነገር ግን በቃል ብቻ በል፤ እና ልጄ ይፈውሳል። እናም እኔ በሥልጣን ስር ያለሁ ሰው ነኝ፤ በራሴ ስር ወታደሮች አሉኝ፤ እናም ለዚህ እላለሁ፤ ሂድ፤ እና ይሄዳል፤ እናም ለሌላ፤ ና፤ እና ይመጣል፤ እናም ለባሪያዬ፤ ይህን አድርግ፤ እና ያደርጋል። ኢየሱስ ሰምቶ ግን ተደነቀ እና ለሚከተሉት አለ፤ አሜን እላችኋለሁ፤ በኢስራኤል እንኳን እንደዚህ ያለ ታላቅ እምነት አላገኘሁም። እላችኋለሁ ግን ብዙዎች ከምሥራቅና ከምዕራብ መጥተው ከአብርሃም፤ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር በመንግሥተ ሰማያት ይተኛሉ። ግን የመንግሥተ ልጆች ወደ ውጫዊው ጨለማ ይጣላሉ፤ እዚያ ማልቀስና የጥርስ ማፋጨት ይኖራል። ወይቤሎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ለመቶ አለቃ፡ ሑር፡ ወከመ አመንከ ይኩንከ። ወተፈውሰ ወልዱ በደክቲ ሰዓት።

ወመጸኢ እግዚአብሔር ኢየሱስ ውስተ ቤተ ጳጥሮስ፡ ርእዩ አማተ ምስቱ እንዘ ትሰክብ ወትሐምም በሐማመ ሙቀት። እና የእሷን እጅ ነካ፤ እና ትኩሳቱ ተወቻት፤ እና ተነሣች እና አገለገለችው። ምሽት ሲደርስ በአጋንንት የተያዙ ብዙዎችን ወደ እርሱ አመጡ፤ እና መናፍቅትን በቃሉ አወጣ እና በመጥፎ ሁኔታ የነበሩትን ሁሉ ፈወሰ። ስለዚህ ይፈጸም የተነገረው በነቢዩ ኢሳይያስ እያለ፤ እርሱ የድካማችንን ወሰደ እና የበሽታዎቻችንን ተሸከመ።

ኢየሱስ ግን ብዙ ሕዝብ በዙፊው ሲያይ ወደ ማዶ እንዲሄዱ አዘዘ። ወከንድ ጸሐፊ መጥቶ አለው፡ መምህር፣ የትም ብትሄድ እከተልሃለሁ። ኢየሱስም እንዲህ አለው፡ ቀበሮቹ ምድገዎቹ አላቸው እና የሰማይ ወፎቹ ጎጂዎቹ አላቸው፣ ግን የሰው ልጅ ራሱን የሚያስቀምጥበት ቦታ የለውም። ሌላ ከደቀ መዛሙርቱ ግን እንዲህ አለው፤ ጌታ ሆይ፣ በመጀመሪያ ሄጄ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ። ውስቱ ግን ኢየሱስ ይቤሎ፡ ተለወጠ፤ ወአትረፍ ሙታነ ይቅብሩ ሙታኒሆሙ።

ወእምዝ ውስተ መርከብ ሰበ ገብክ፡ ተከተልዎ ደቀ መዛሙርቲሁ። እና እነሆ ታላቅ መንቀጥቀጥ በባሕሩ ውስጥ ሆነ፤ እስከ መርከቡ በሞገዶቹ እስከመሸፈን ድረስ፤ እርሱ ግን ይተኛ ነበር። እና የእርሱ ደቀ መዛሙርት ሲቀርቡ አነሱት እያሉ፡ ጌታ፣ አድነን፤ እንጠፋለን። እና እንዲህ አላቸው፡ ለምን ፈሪዎቹ ናቸው፤ እናንተ የትንሽ እምነት ያላቸው? ከዚያ ተነሥቶ ነፋሶቹንና ባሕሩን ገሠጸ፤ እና ታላቅ ዝምታ ሆነ። ሰዎቹ ግን ተደነቁ እንዲህ እያሉ፡ ይህ ምን ዓይነት ሰው ነው፤ ስለዚያም ነፋሳቱም ባሕሩም ይታዘዙለት፤

እና ወደ ማዶ ወደ የገርጌሴኖቹ ምድር መጥቶ ወደ እርሱ፤ ከመቃብሮቹ እየወጡ ሁለት አጋንንት የተያዙ አገኙት። በጣም አስቸጋሪዎቹ ነበሩ፤ እስከ አንዳንድ በዚያ መንገድ ማለፍ አይችሉ። እናም እነሆ ጮኹ እንዲህ ብለው፤ ምን ግድ አለን እኛና አንተ፤ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ? ጊዜው ሳይደርስ እኛን ለማሰቃየት እዚህ መጣህን? ግን ከእነርሱ ሩቅ የብዙ አሳማዎቹ መንገድ አየተመገበቸ ነበረች። አጋንንቱ ግን ለእርሱ ይለምኑ ነበር እንዲህ እያሉ፤ ከምታስወጣን፤ ወደ አሣማዎቹ መንገድ እንድንሄድ ፍቀድልን። እና እንዲህ አላቸው፡ ሂዱ። እነሱም ወጥተው ወደ አሳማዎቹ መንገድ ሄዱ፤ እና እነሆ፤ የአሳማዎቹ መንገድ ሁሉ ከገደሉ ወደ ባህር ሮጠቸ እና በውሃው ውስጥ ሞቱ። እነዚያ እረኞቹ ሸሹ፤ እና ወደ ከተማው ሄደው ሁሉንም ነገር እና የአጋንንት የተያዙትን ነገር አሳወቁ። ወእመ፡ ኩሉ፡ ሀገር፡ ወፀክት፡ ውስተ፡ ተቀባልዮ፡ ለኢየሱስ፡ ወርእዮቶ፡ ለመኑ፡ ከመ፡ ይሉር፡ እምአድባሪሆሙ።

እና ወደ መርከብ ገብቶ አለፈ፤ ወደ የራሱ ከተማም መጣ። ወእንሆ ያመጡ ለእርሱ ሸባን በአልጋ ላይ የተኛገ፤ ወእየሱስ እምነታቸውን ባየ ለሸባው አለ፡ ተጽናና ልጄ፤ ኃጢአትህ ተሰርዋልሃል። እናም እነሆ አንዳንድ የመጻሕፍት ሊቃውንት በልባቸው እንዲህ አሉ፡ ይህ ያስተላልፋል። እና ኢየሱስ የእነርሱን አስተሳሰቦች ባየ ጊዜ አለ፡ ለምን እናንተ በልባቸዎቹ ክፉን ታስባላችሁ? ምን ለ ነው ቀላል፤ ኃጢአቶችህ ተሰርዘዋል ብሎ መናገር፤ ወይስ ተነሣና ተመላለስ ብሎ መናገር፤ ስለዚህ ግን ታውቁ ዘ ወልደ ሰብእ ሥልጣን አለው በምድር ላይ ኃጢአትን ለመፍታት፤ ከዚያ ለሸባው ይላል፡ ተነሣ፤ አልጋህን ንሣ እና ወደ ቤተሀ ቡር። ወተንሥኦ ሖረ ውስተ ቤቱ። ርአዩ ግን እነዚያ ሕዝቦች ደኑቀ እና አከበሩ እግዚአብሔርን፤ እሱን የሰጠ እንደዚህ ያለ ሥልጣን ለሰዎች።

ወእንዘ፡ደኅልፍ፡እግዚአ፡ኢየሱስ፡እምህየ፡ርእዮ፡ብእሴ፡ዘይነብር፡ ውስተ፡ቤተ፡ገቢር፡ማቴዎስ፡ዘይሰመደ፡ወደብሎ፡ሎቱ፡ተለወኒ። ወተንሣኦ፡ተልዎቱ። ወሆነ እርሱ በቤቱ ሲደገፍ፤ እነሆ ብዙ የግብር ሰብሳቢዎችና ኃጢአተኞች መጥተው ከኢየሱስና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብረው ተደግፈዋል። ወርአዩ እሙንቱ ፈሪሳውያን ደቤሉ ለተላሚዱ ኪያሁ፡ ለምንት ምስለ መጸብሐን ወኅጢአን ደበልዕ መምህርከሙ። አቲ ግን ኢየሱስ ሰሚዑ በሎም፡ ኣይኮኑን ፍላጎት ዘለዎም እቶም ጽኑዓን ሓኪም፡ ግን እቶም ብኸፊኩ ዘለዎም። ሄደው ግን ተማሩ ምን ማለት እንደሆነ፤ ምሕረትን አፈልጋለሁ እንጂ መሥዋዕትን አልፈልግም። ጻድቃንን ለመጥራት አልመጣሁም፤ ግን ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ለመጥራት መጣሁ።

ከዚያ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው አያሉ፤ ለምን እኛ እና ፈሪሳውያን ብዙ እንጸማለን፤ የአንተ ደቀ መዛሙርት ግን አይጸውም? እና እየሱስ አለላቸው፤ የጋብቻ ክፍል ልጆች መጋቢው ከእነርሱ ጋር አስከሚኖር ድረስ ማልቀስ ይቻላሉን? ግን መጋቢው ከእነርሱ ሲወሰድ ቀናት ይመጣሉ፤ እና ከዚያ ይጸማሉ። ምንም እንኳን ሰው ግን ያልተጨመቀ ጨርቅ ጥገና በኦርጋ ልብስ ላይ አያስቀምጥም፤

ለምክንያቱም ሙላቱ ከልብሱ ይወስዳል፤ እና የከፋ መቀደድ ይሆናል።  
ወአይደለም ይጥሉ ወይን አዲስ ውስተ ቆርቆሮ ብሉይ፤ እመ ግን አንበር  
ይሰበሩ እሙንቱ ቆርቆሮ፤ ወወይኑ ይፈስስ፤ ወእሙንቱ ቆርቆሮ  
ይጠፍሱ። አላ ወይን አዲስ ውስተ ቆርቆሮ ሐዳስ ይጥሉ፤ ወክልኤሆሙ  
ይትዐቀቡ።

እነዚህን እያወራ ላቸው እያለ፤ እነሆ አንድ አለቃ ቀርቦ ለእርሱ ሰገዷ  
እያለ፤ ሴት ልጅ አሁን ሞተች፤ ግን መጥተህ እጅህን ላይዋ አድርግ እና  
ትኖራለች። ወተንሥአ እግዚአ ኢየሱስ ተለዎ ወደቀ መዘግብቱኒ።  
ወእነሆ ሴት እየደማች ሁለት ዐሥር ዓመታት፤ ከኋላ ቀርቦ የእርሱን  
የልብስ ጫፍ ነካች። ትል ነበረች ለራሷ፤ ቢሆን ብቻ የእርሱን ልብስ  
እነካ፤ አድናለሁ። ይሱስ ግን ተመልሶ እና አይቶ አሷን አለ፤ ተጽናኝ፤ ሴት  
ልጅ፤ እምነትሽ አድኖሻል። እና ተድና ሴቲቱ ከዚያ ሰዓት ጀምሮ።  
ወመዲሱ እግዚአ ኢየሱስ ውስተ ቤተ መልአክ ወርአዩ መዘምራን  
ወሐዝበ እንዘ ይትሐውኩ፤ ይብሎሙ። ውጡ፤ ሴት ልጅቱ  
አልሞተችም፤ ግን ተኝታለች። እና በእርሱ ይስቁ ነበር። ሐዝቡ ሲወጣ  
ግን፤ ገብቶ እጇን ያዘ፤ እና ልጅቲቱ ተነሣች። ወወጽአት፤ ዛቲ፤ ዜና፤ ውስተ፤  
ኩላ፤ ይእቲ፤ ምድር።

ወእንዘ ይሐውር ኢየሱስ ከዚያ፤ ሁለት ዕውራን ተከተሉት እየጮሁ  
ወእያሉ፤ ርሐመነ እኛን፤ ወልደ ዳዊት። ወደ ቤት ሲመጣ ግን፤ ዕውራን  
ወደ እርሱ መጡ፤ እና ኢየሱስ ወደ እነርሱ ይላል፤ ይህን ማድረግ እችላለሁ  
ብላችሁ ታምናላችሁ? ወደ እርሱ ይላሉ፤ አም፤ ጌታ። ከዚያ አይኖቻቸውን  
ነካ እያለ፤ እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ። እና የእነርሱ አይኖች ተከፈቱ፤  
እና ኢየሱስ ገሠጸቸው እያለ፤ ተመልከቱ ማንም አይወቅ። እነርሱ ግን  
ወጥተው ስለ እርሱ ዜናውን በዚያ በሙሉ ምድር አስራጩ።

የእነርሱ ግን እየወጡ ሳሉ፤ እነሆ አንድ ዲንቁርት ጋኔን የተያዘ ሰው  
ወደ እርሱ አመጡለት። እናም አጋንንቱ ተወርዶ በኋላ፤ ዓውሩ ተናገረ፤  
ሐዝቡም ደነቁ እንዲህ እያሉ፤ በፍጹም እንደዚህ በእስራኤል  
አይተከላም። ግን እነዚያ ፈሪሳውያን እያሉ ነበር፤ በአጋንንት መሪ  
አጋንንትን ያስወጣል።

ወኢየሱስ፡ ዘረ፡ በሁሉ፡ ከተማዎቹ፡ ወመንደሮቹ፡ እያስተማረ፡ በምኩራቦቻቸው፡ ወእየሰበከ፡ ወንጌሉ፡ መንግሥት፡ ወእያገለገለ፡ ኩሎ፡ በሽታ፡ ወኩሎ፡ ሕመመ፡ በሕዝብ፡።

አይቶ ሕዝቦቹን ተራራ ስለ እነርሱ፣ ምክንያቱም ደክመው እና ተበትነው ነበሩ እንደ በጎቸ አረኛ የሌላቸው። ከዚያ ለደቀ መዛሙርቱ ይለል፣ ማጨዱ እንግዲህ ብዙ ነው፣ ሠራተኞቹ ግን ጥቂት ናቸው። እንግዲህ ለእርሻው ጌታ ጻልዩ፣ ሠራተኞቹን ወደ እርሻው እንዲልክ።

10

እና አስራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ፣ ርኩሳንን መናፍስት እንዲያስወጡ እና ሁሉንም በሽታ እና ሁሉንም ሕመም እንዲያገለግሉ ሥልጣን ሰጣቸው። ናቱ ግን የአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ስሞቹ እነዚህ ናቸው፡ መጀመሪያ ስምዖን ጴጥሮስ የሚባለው እና አንድርያስ ወንድሙ፣ ያዕቆብ የዘብዳዎስ ልጅ እና ዮሐንስ ወንድሙ፣ ፊልጶስ እና በርተሎሜዎስ፣ ቶማስ እና ማቴዎስ ቀራጭ፣ ያዕቆብ የአልፌዎስ ወልድ እና ሌባዮስ ዘይሰመደ ታዳዮስ፣ ስምዖን ከናናዊ ወይሁዳ ኢስቃርዮጣዊ ዘአግብኦ።

እነዚህን አስራ ሁለቱን ኢየሱስ ላከ፣ ላቸው እንዲህ ብሎ አዘዘ፡ ወደ አሕዛብ መንገድ አትሂዱ እና ወደ ሰማርያውያን ከተማ አትገቡ። ይልቁን ወደ እስራኤል ቤት የጠፉ በጎቸ ሂዱ። እየሄዳችሁ ግን ስበክሩ እንዲህ እያላችሁ፡ ቀርባለች የሰማያት መንግሥት። ሕሙማንን ፈውሱ፣ ለምዳማንን አንጹ፣ ሙታንን አንሥኡ፣ አጋንንትን አውጽኡ። በነጻ ተቀበላችሁ፣ በነጻ ስጡ። አይትግዙ ወርቀ ወአይረ ብሩረ ወአይረ ናሐሰ ውስተ መናትቅክሙ፣ በርሳ ወደ መንገድ አይዙ፣ ሁለት ልብሶችም አይዙ፣ ጫማዎቻችሁ አይዙ፣ በትርም አይዙ፣ ሰራተኛው ለምግቡ ብቁ ነውና። ወደ ትገቡባት ከተማ ወይም መንደር፣ በዚያ ውስጥ ማን ብቁ እንደሆነ ፈትሹ፣ እና እስክትወጡ ድረስ እዚያ ቆዩ። ስትገቡ ግን ወደ ቤቱ፣ እያላችሁ ሰላም ሰጧት፣ ሰላም ለዚህ ቤት። ወእመ እንከ ይኩን ቤት ብዕት ፡ ትምጻኝ ሰላምክሙ ላዕሌሃ ፡ ወእመሰ አኮ ብዕት ፡ ሰላምክሙ

ኅቤክሙ ደግባእ ። ወዘ፡ ለእመ፡ አኮ፡ ደትቀበለክሙ፡ ወኢ፡ ደሰምዕ፡ ቃላቲክሙ፡ እንዘ፡ ትወፅኦ፡ አፍኦ፡ ቤት፡ አው፡ ሀገር፡ ደእቲ፡ አንዝዑ፡ ሐመደ፡ እገሪክሙ። አሜን እላቸኋለሁ፡ ለሶዶምና ለገሞራ ምድር በፍርድ ቢን ከዚያ ከተማ የበለጠ ተቀባይነት ይሆናል።

ተመልከቱ፤ እኔ እናንተን እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካቸኋለሁ፤ ስለዚህ እንደ አባቦች ጥበበኞች እና እንደ ርግቦች ንጹሃን ሁኑ። ግን ከሰዎች ተጠንቀቁ፤ ወደ ምክር ቤቶች ያስረክቡክቸኋል እና በእነርሱ ምኩራቦች ውስጥ ይገርፉክቸኋል። እናም በመሪዎች እና በነገሥታት ላይ በእኔ ምክንያት ትመራላችሁ፤ ለእነርሱ እና ለአሕዛብ ምስክርነት። ግን እነሱ ሲያስረክቡክቸሁ፤ እንዴት ወይም ምን እንደምትናገሩ አትጨነቁ፤ ምክንያቱም በዚያ ሰዓት ምን እንደምትናገሩ ይሰጣችኋል። እናንተ አይደላችሁም እየተናገሩ፤ ነገር ግን መንፈስ የአባታችሁ ነው በእናንተ እየተናገረ። ወንድም ወንድሙን ለሞት ይሸጣል፤ አባትም ልጁን፤ ልጁም በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ እና ይገድሏቸዋል። እናንተ በሁሉ ሰዎች ትጠሉ ይሆናላችሁ በስሜ ምክንያት፤ ነገር ግን እስከ መጨረሻ የጸና ይህ ይድናል። ግን መቼ ያሳድዱክቸሁ በዚህች ከተማ፤ ሸሹ ወደ ሌላዋ፤ አሜን እላቸኋለሁ፤ አትጨርሱም የእስራኤልን ከተሞች እስከ የሰው ልጅ እስኪመጣ ድረስ። ተማሃራይ ካብ መምህሩ ዝለዓለ ካይኮነን፤ ወባርያውን ካብ ጎደታኩ ዝለዓለ ካይኮነን። ለደቀ መዝሙር በቂ ነው እንደ አስተማሪው እንዲሆን፤ እና ለባሪያ እንደ ጌታው። የቤቱን ጌታ በዕልዘቡል ብለው ከጠሩት፤ የቤተሰቡን ምን ያህል ይበልጥ ይጠሩታል። ስለዚህ እነርሱን አትፍሩ፤ ምክንያቱም የማይገለጥ የተሸፈነ ነገር የለም፤ እና የማይታወቅ ድብቅ ነገር የለም። በጨለማ ውስጥ የማለውላችሁን በብርሃን ውስጥ ተናገሩ፤ እና በጆሮ የምትሰሙትን በጣራዎች ላይ ስበክ። እና አትፍሩ ከእነዚያ ሰውነትን ከሚገድሉ፤ ነፍስን ግን መግደል ከማይችሉ፤ ይልቁንም ፍሩ ነፍስንም ሰውነትንም በገሃነም ማጥፋት የሚችሉውን። አይደለምን ሁለት ድርቆሾች በአንድ አሳሪዮን ይሸጣሉ? እና አንዱ ከእነርሱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ ወደ ምድር አይወድቅም። የእናንተም የራስ ጸጉሮች ሁሉ ተቆጥረዋል። አይ ስለዚህ ትፈሩ፤ ከብዙ ድንቼ ትበልጣላችሁ።

ኩሉ አንከ ዘያከምር ውስተ እኔ ቅድመ ሰብእ ፡ አከምር ወአነኒ  
ውስተ ውእቱ ቅድመ አቡዩ ዘውስተ ሰማያት ። ማንኛውም ግን ያ  
ይከሕደኒ በፊተ ሰብእ፣ እክሕዶ እኔኒ በፊተ አቡዩ ዘሰማያት።

አትሰቡ አንተ መጻእኩ ከመ እወርድ ሰላመ ላዕለ ምድር፤ አኩኩ  
መጻእኩ ከመ እወርድ ሰላመ፣ አላ ሰይፈ። መጡ ለመከፋፈል ሰውን  
በአባቱ ላይ እና ሴት ልጅን በእናቷ ላይ እና ሙሽራን በአማቷ ላይ።  
ወጸላእተ ብእሲ እሙንቱ አህዛብ ቤቱ።

ዘአባትን ወይም እናትን ከእኔ በላይ የሚወድ የእኔ ብቁ አይደለም ፣  
እና ዘልጅን ወይም ሴትን ከእኔ በላይ የሚወድ የእኔ ብቁ አይደለም ።  
እናም ማን መስቀሉን የራሱን አይወስድ እና በኋላዬ አይከተል፣ የእኔ ብቁ  
አይደለም። ዘረከበ ነፍሶ ያጠፍካ፤ ወዘአጥፍካ ነፍሶ በእንቴየ ደረክባ።

ዘይቀብለከሙ፡ሊተ፡ይቀበል፡ወዘሂ፡ሊተ፡ይቀበል፡ለዘፈነወኒ፡  
ይቀበል። ዘይቀበል፡ነቢዮ፡ውስተ፡ስመ፡ነቢይ፡ዐስበ፡ነቢይ፡ይነሥእ።  
ወዘይቀበል፡ዳድቀ፡ውስተ፡ስመ፡ዳድቅ፡ዐስበ፡ዳድቅ፡ይነሥእ። እና ማንም  
ከእነዚህ ትናንሽ አንዱን የቀዝቃዛ ውሃ ጽዋ ብቻ በደቀ መዝሙር ስም  
ያጠጣ፣ አሜን እላቸኋለሁ፣ ደመወዙን በፍጹም አያጣም።

11

ወሆነ፡ መቼ፡ ኢየሱስ፡ ለአስራ፡ ሁለቱ፡ ደቀ፡መዛሙርቱ፡ መመከሩን፡  
ጨረሰ፡ ከዚያ፡ ሄደ፡ በከተማዎቻቸው፡ ለማስተማር፡ ወለመስበክ።

ዮሐንስ ግን በቤተ፡አሱራት ስሚዑ ግብራተ፡ክርስቶስ፡ ክልኬተ፡  
አርዳኢሁ ፈነወ። አለው ለአርሱ፡ አንተ ነህ የሚመጣው ወይስ ሌላን  
እንጠብቃለን፣ ወመልሰ እግዚአ ኢየሱስ ይቤሎሙ፡ ሐሩ አንብዩ  
ለዮሐንስ ዘትሰምዑ ወዘትሬእዩ። ዕውራን እንደገና ያያሉ፣  
ሐመምተኞቹ ይራመዳሉ፣ ለምጻማውያን ይነጻሉ፣ ደንቆኖቻቸው ይሰማሉ፣  
ሙታን ይነሣሉ እና ድሆቹ ወንጌል ይሰበካሉ። ወብጹዕ፡ውእቱ፡ዘእመ፡  
ኢይትጎሠም፡በኔ።

እነዚህ እየሄዱ ሳሉ፣ ኢየሱስ ስለ ዮሐንስ ለህዝቦቹ ለመናገር ጀመረ፤ ምን ለማየት ወደ በረሃ ወጣቸው? በነፋስ የሚናወጥ ሸምበቆን? ግን ምን ወጣቸው ለማየት? በለስላሳ ልብሶቹ የለበሰ ሰው? እነሆ፣ ለስላሳ ልብሶቹን የሚለብሱ በነገስታት ቤቶቹ ውስጥ ናቸው። ነገር ግን ምን ለማየት ወጣቸው? ነቢይን? አዎ አላቸጋለሁ፣ እና ከነቢይ የሚበልጥ። ይህ ነው ስለ እሱ የተጻፈው፤ እነሆ እኔ መልአክተኛዬን በፊትህ አልካለሁ፣ እሱም መንገድህን በፊትህ ያዘጋጃል።

አሜን አላለሁ ለእናንተ፣ በሴቶቹ ከተወለዱ መካከል ከዮሐንስ ዘመጠምቅ የሚበልጥ አልተነሣም፤ ነገር ግን በመንግሥተ ሰማያት ትንሹ ከእርሱ ይበልጣል። ከ ግን የዮሐንስ መጥምቅ ቀናት አስከ አሁን የሰማያት መንግሥት ተገደዳለች፣ እና ኃይለኞቹ አሲን ይነጥቃሉ። ሁሉም ነቢያት እና ሕግ አስከ ዮሐንስ ድረስ ተነበዩ። እናም ለመቀበል ከፈለጋችሁ፣ እርሱ ነው ኤልያስ ለመምጣት የሚዘጋጅው። ዘቦ፣ አዝነ፣ ለሰማዕ፣ ደስማዕ።

ግን ይህን ትውልድ ለማን አወዳድረዋለሁ፤ ተመሳሳይ ነው ለልጆቹ በገበያዎቹ ተቀምጠው፣ እነዚያ ለባልደረቦቻቸው ጠርተው ይላሉ፣ ዘመርን ለእናንተ፣ እና አልጨፈራችሁም፣ አዘንን ለእናንተ፣ እና አላዘናችሁም። ዮሐንስ ወላ እየበላ ወላ እየጠጣ መጣ፣ እናም ይላሉ፣ መናፍስት አለው። የሰው ልጅ አየበላና እየጠጣ መጣ፣ እና ይላሉ፣ እነሆ ሰው ተመጋቢና የወይን ጠጪ፣ የግብር ሰብሳቢዎቹ ወዳጅና የኃጢአተኞቹ። እናም ጥበብ በልጆቹ ተረጋገጠች።

ከዚያ ጀመረ ደገሥጽ ዘአህጉራት በዘሆኑ ዘብዙኃት ኃይላቱ፣ አስመ አኮ ተጻዓኑ። ወይ ለአንቲ ኮራዚን፣ ወይ ለአንቲ ቤተሳይዳ፣ አስመ አመ በጢሮስ ወበሲዶን ኮነ ኃይላት አለ ኮነ በውስቴትክሙ፣ አምቀዲሙ በረሀብ ወበመዐረ ተቀምጦ ተሣሃሉ። ነገር ግን አላቸጋለሁ፣ ለጢሮስና ለሲዶን በፍርድ ቀን ከእናንተ የበለጠ ተቀባይነት ይሆናል። ወአንተኒ ካፐርናሁም፣ እንተ አስከ ሰማይ ተልዕለ፣ አስከ ሲኦል ትወርድ፣ አስመ አመ በሰዶም ኮነ ኃይላት እንተ ኮነ በኪ፣ ነበረ ኣን አስከ ዛሬ። ነገር ግን

እላቸኋለሁ፤ የሶጶም ምድር በፍርድ ቀን ከአንተ የበለጠ ተቀባይነት ይኖራታል።

በዚያ ጊዜ መልስ ሰጥቶ ኢየሱስ አለ፤ እመስግንሃለሁ አባት፤ የሰማይና የምድር ጌታ፤ ምክንያቱም እነዚህን ነገሮች ከጥበበኞችና ከብልሆች ደብቀህ ለሕፃናት ገለጽህ። አዎ፤ አባት፤ ምክንያቱም እንደዚህ ደስታ በፊትህ ሆነ። ሁሉ ተሰጠኝ በአባቴ፤ እና ማንም ልጁን አያውቀውም ከአባት በስተቀር፤ ወይም አባትን ማንም አያውቀውም ከልጁ በስተቀር እና ልጁ ለማን ቢፈልግ ለመግለጥ። ኑ ወደ እኔ ሁላችሁ የምትደክሙ እና የተጫናችሁ፤ እና እኔ እረፍት እሰጣችኋለሁ። የእኔን መቀነት ላይ እናንተ ውሰዱ እና ከእኔ ተማሩ ፤ ምክንያቱም እኔ የዋህ እና በልብ ትሑት ነኝ፤ እናንተም ለነፍሳታችሁ እረፍት ታገኛላችሁ። የመንጋዬ ጥሩ ነው፤ እናም የሸክሜ ቀላል ነው።

12

በዚያው ጊዜ ኢየሱስ በሰንበት በአህል ማሳዎች ውስጥ ሄደ፤ ደቀ መዛሙርቱ ግን ተራቡ፤ እና ስንብሎችን መንቀል እና መብላት ጀመሩ። ፈሪሳውያን ግን ባዩ ጊዜ አሉት፤ እነሆ፤ ደቀ መዛሙርትህ በሰንበት ማድረግ የማይፈቀድን ያደርጋሉ። ሆኖም እርሱ አላቸው ተናገረ፤ አላነበባችሁምን ዳዊት ምን እንዳደረገ እርሱ እና ከእርሱ ጋር የነበሩት ሲራቡ? እንዴት ወደ እግዚአብሔር ቤት ገባ እና የማቅረቢያውን ዳቦ በላ፤ ይህም ለእርሱ መብላት አይቻልም ነበር ወይም ከእርሱ ጋር ላሉት፤ ለካህናት ብቻ እንጂ? ወይስ በሕግ ውስጥ አላነበባችሁምን፤ በሰንበታት ካህናት በመቅደሱ ውስጥ ሰንበትን ያረክሱ እና ንጹሃን ናቸው? እላቸኋለሁ ግን ለእናንተ፤ ከቤተመቅደሱ የሚበልጥ እዚህ ነው። ነገር ግን እናንተ ቢያውቁ ኖሮ ምን ማለት እንደሆነ መሐረት አፈልጋለሁ እና መስዋዕት አልፈልግም፤ ንጹሐንን አታወንጁሉም ነበር። ጌታ ነው የሰው ልጅ የሰንበትም።

ወተሰጋግሮ፡ አምሀየ፡ መጽአ፡ ውስተ፡ ማሳበሮምሁ። እና እነሆ አንድ ሰው እዚያ ነበረ የደረቀች እጁን የያዘ፤ እና ጠየቁት እያሉ፤ በሰንበት ቀን

መፈወስ ይፈቀዳል ወይ፤ ይህም እነርሱ እንዲከሱት ነበር። ሆኖም እርሱ አላቸው፤ ከእናንተ ውስጥ አንድ በግ ያለው ሰው ማን ይሆናል፤ እና ይህ በሰንበት ወደ ጉድገድ ቢወድቅ፣ አይደዘውና አያነሳውም? በሰንበት እንግዲህ ሰው ከበግ ይለያል? ስለዚህ በሰንበታት መልካም ማድረግ ይፈቀዳል። ከዚያ ለሰው ይላል፤ እጅህን ዘርጋ፤ እና ዘረጋ፤ እናም እንደ ሌላዎ ጤነኛ ሆና ተመለሰች። ፈሪሳውያን ወጥተው በእርሱ ላይ ምክር አደረጉ፤ እንዲያጠፉት። ግን ኢየሱስ ባለማወቁ ከዚያ ተመለሰ፤ እና ብዙ ሕዝቦች ተከተሉት፤ እና ሁሉንም ፈወሰ። እና ገሠጸው ከመ ኢ ደግለጥም። ይህም በነቢዩ በኢሳይያስ የተነገረው እንዲፈጸም፤ ይመልከቱ ልጄ ዘመረጽኩ፤ ፍቁሬ ዘተሰማማዐት ነፍሴ፤ እሰይም መንፈሴ ላይ እርሱ፤ ወፍርድን ለአሕዛብ ያውጃ። አይጣላም ወአይጮኽም፤ ወአንዳቸውም ሰው በመንገዶቹ ድምፁን አይሰማም። ሸምበቆ የተሰበረን አይሰብርም እና ተልባ የሚጨስን አያጠፋውም፤ እስከ ፍርድን ወደ ድል እስኪያወጣ ድረስ። ወበሰሙ አሕዛብ ይተማመናሉ።

ከዚያ አጋንንት የተያዘ ዕውር እና ዲሚ ወደ እርሱ ተመጣ፤ እና ፈወሰው፤ ስለዚህ ዕውሩ እና ዲሚው ይናገር እና ይመለከት ሆነ። ወተደነቁ ኩሉ ሕዝብ ወይብሉ፤ አኮኑ ዝንቱ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት። ዘእምቱ ግን ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ አምሩ፤ ዝንቱ አይወጽእ ዘጋኔን በዘእንበለ በቤልዘቡል መልክከ ዘጋኔን። ኢየሱስ ግን አስተሳሰባቸውን ያወቀ፤ ላቸው አለ፤ በራሷ የተከፈለች ሁሉ መንግሥት ትጠፋለች፤ በራሷ የተከፈለች ሁሉ ከተማ ወይም ቤትም አትቆምም። እና እንደ ሰይጣን ሰይጣንን ያስወጣል፤ ራሱ ላይ ተከፈለ፤ እንዴት ግን መንግሥቱ ይቆማል፤ ወእመ አነ በበልዘቡል እወጽእ ኪያሆሙ ለአጋንንት፤ ውሉድክሙ በምንት ያወጽኩ፤ በእንተዝ እሙንቱ ዳያናን ይኩኑ ለክሙ። ግን እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ ዲሞኖችን እጥላለሁ፤ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት ላይ እናንተ ደርሷል። ወይስ እንዴት ይቸላል አንድ ሰው ወደ ጠንካራው ቤት ገብቶ መያዣዎቹን ለመቀማት፤ በመጀመሪያ ጠንካራውን ካላሰረ በስተቀር? እና ከዚያ ቤቱን ይዘርፋል። ዘአይሁሎ ምስሌየ በእኔ ውክቱ ፣ ወዘአይክብብ ምስሌየ ይዘርው ።

በዚህ ምክንያት አላቸኋለሁ፣ ሁሉ ኃጢአት እና ስድብ ለሰዎች ይቅር ይባላል፣ ግን የመንፈስ ስድብ ለሰዎች አይቅር ይባልም። እናም ማንም በሰው ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ይቅር ይደረግለታል፣ ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚናገር ግን ይቅር አይደረግለትም፣ በዚህ ዘመን ወይም በሚመጣው ዘመን።

ወይም ዛፉን ጥሩ አድርጉት እና ፍሬውን ጥሩ፣ ወይም ዛፉን መጥፎ አድርጉት እና ፍሬውን መጥፎ፣ ምክንያቱም ዛፉ በፍሬው ይታወቃል። ውልደ አፍኖት፣ አፎ ተክሉ ሠናዩ ትናገሩ እንደ አኩያን ትኾኑ፣ እስመ እምሁስተ ሀበተ ልብ አፍ ይትናገር። ጻሊም ሰብእ እምነ ጻሊም መዝገብ ጻሊማተ ያወጽኦ፣ ወእኩይ ሰብእ እምነ አኩይ መዝገብ አኩያተ ያወጽኦ። አላለሁ ግን ለአናንተ፣ ምክንያቱም ሁሉ ስራ-ቢስ ቃል የሚናገሩት ሰዎች፣ በፍርድ ቀን ስለ አኩ ቃል ይመልሳሉ። በቃላትህ ትጻድቃለህ እና በቃላትህ ትፈረድባለህ።

ከዚያ አንዳንድ የመጻሕፍት አስተማሪዎች እና ፈሪሳውያን መለሱ እንዲህ ብለው፣ አስተማሪ፣ ከአንተ ምልክት ማየት እንፈልጋለን። ውእቱ ግን መልሰ ይቤሎሙ። ትውልድ አኩይ ወዘማ ተአምር ይፈቅድ። ወተአምር አይሁብ ላቲ ዘእንበለ ተአምር ዮናስ ነቢይ። ልክ እንደ ዮናስ ነቢይ በታላቁ ዓሣ ሆኗ ውስጥ ሦስት ቀናት እና ሦስት ሌሊቶች ሆነ እንደዚሁ የሰው ልጅም በምድር ልብ ውስጥ ሦስት ቀናት እና ሦስት ሌሊቶች ይሆናል። የኒኒዌ ወንዶች በፍርድ ከዚህ ትውልድ ጋር ይነሳሉ እና ያወግዙታል። ምክንያቱም በዮናስ ስብከት ተጸጸቱ፣ እና እነሆ ከዮናስ የሚበልጥ እዚህ አለ። የደቡብ ንግሥት በፍርድ ከዚህ ትውልድ ጋር ትነሣለች እና ታወግዛታለች፣ ምክንያቱም የሰሎሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳርቻዎች መጣች፣ እና እነሆ ከሰሎሞን የበለጠ እዚህ ነው።

ግን መቼ ያርኩስ መንፈስ ከሰው ይወጣ፣ በውሃ የሌላቸው ቦታዎች እየፈለገ አረፍት ያልፋል፣ እና አያገኝም። ከዚያ ይላል፣ ወደ ቤቴ እመለሳለሁ ከወጣሁበት፣ እና መጥቶ ባዶ፣ ተጠርጎ እና ተሰርቶ ያገኘዋል። ከዚያ ይሄዳል እና ከአራሱ ጋር ሰባት ሌሎች መናፍስትን ከአራሱ የበለጠ ክፉዎቹን ይወስዳል፣ እና ገብተው እዚያ ይኖራሉ፣ እናም

የዚያ ሰው መጨረሻ ከመጀመሪያው የከፋ ይሆናል። እንደዚህ ለዚህ ክፉ ትውልድም ይሆናል።

ገና እየተናገረ ለመሰብሰቦቹ አንዳለ፣ እነሆ እናቱና ወንድሞቹ ከእርሱ ጋር ለመናገር እየፈለጉ ውጭ ቆመው ነበሩ። ግን አንድ ሰው ለእርሱ አለው፣ እነሆ እናትህና ወንድሞቹህ ውጭ ቆመው አንተን ለማየት እየፈለጉ ናቸው። ሆኖም መልስ ሰጥቶ ለእርሱ ለሚናገረው አለ፣ ማን ናት እናቱ እና እነማን ናቸው ወንድሞቹ? እና ዘዘረገ እደ እግዚአብሔር ዲበ ደቀ መዛሙርቱ አመ፡ ኢያ አሙ አኔ እና አኅወቱ አኔ። ማንኛውም የበሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ፣ እርሱ የአኔ ወንድም እና እህት እና እናት ነው።

13

በዚያ ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባሕር ዳር ተቀመጠ ብዙ ሕዝቦች ወደ እርሱ ተሰብሰቡ፣ እስከ እርሱ ወደ መርከብ ገብቶ እንዲቀመጥ፣ እና ሕዝቡ ሁሉ በባሕር ዳርቻ ላይ ቆሙ። ወተናገረ፡-ሎሙ፡ ብዙኃ፡በአምሳል፡አንዘ፡ደብል፡ናሁ፡ወዲክ፡ዘይዘራ፡ከመ፡ደዝራዕ። እና በ መዝራቱ ጊዜ፣ አንዳንዶቹ በመንገድ ዳር ወደቁ፣ እና ወፎቹ መጥተው በሉአቸው። ሌላ ግን በድንጋጋማ ቦታዎች ላይ ወደቀ፣ እዚያም ብዙ መሬት አልነበረውም፣ እና ወዲያውኑ ቀቀለ፣ የመሬት ጥልቀት ስለሌለው። ፀሐይ ግን ከተነሳ በኋላ ተቃጠለ፣ እናም ሥር ስላልነበረው ደረቀ። ሌሎች ግን በእሾቹ ላይ ወደቁ፣ እና እሾቹ ወጡ እና አነቁዋቸው። ግን ሌሎች በጥሩ መሬት ላይ ወደቀ እና ፍሬ ይሰጥ ነበር፣ አንዱ መቶ፣ አንዱ ስልሳ፣ አንዱ ሰላሳ። ዘቦ፡ አዝነ፡ ለሰማዕ፡ ይስማዕ።

ወደቀ መዛሙርት መጥተው አሉት፡ ለምን በምሳሌዎች ትናገራቸዋለህ? እርሱ ግን መልስ ሰጥቶ ላቸው እንዲህ አለ፡ ምክንያቱም የመንግሥተ ሰማያትን ምሥጢራት ለማወቅ ለእናንተ ተሰጥቷል፣ ለእነዚያ ግን አልተሰጠም። ማንኛውም ለ አለው፣ ይሰጠዋል ለእርሱ እና ይበዛዋል፣ ማንኛውም ግን አይደለም አለው፣ እና የ አለው ይወሰድ ከእርሱ። በዚህ ምክንያት በምሳሌዎች ላቸው እናገራለሁ፣ እንዲሁም

እያዩ አይመለከቱ፤ እና እየሰሙ አይሰሙ፤ ወይም አይገነዘቡ። ምናልባት ይመለሱ፤ እና ከዚያ ትሞላላቸው የኢሳይያስ ትንቢት እንዲህ የምትል፤ በመስማት ትሰማላቸው እና በፍጹም አትረዱም፤ እና እያያቸው ታያላቸው እና በፍጹም አታዩም። ተደበለቀ የዚህ ሕዝብ ልብ፤ እና በጆሮ በከብቋ ሰሙ፤ እና የእነርሱን አይኖች ዘጉ፤ እንዳይሆን በአይኖች ይመለከቱ እና በጆሮ ይሰሙ እና በልብ ይረዱ እና ይመለሱ፤ እና አፈውሳለሁ እነርሱን።

የእናንተ ግን አይኖች ብፁዓን ናቸው፤ ስለሚያዩ፤ እና የእናንተ ጆሮች፤ ስለሚሰሙ። አሜን፤ አላቸኋለሁ፤ ብዙዎች፤ ነቢያት፤ እና፤ ጻድቃን፤ እናንተ፤ የምታዩትን፤ ማየት፤ ተመኙ፤ ነገር፤ ግን፤ አላዩም፤ እና፤ እናንተ፤ የምትሰሙትን፤ ማዳመጥ፤ ተመኙ፤ ነገር፤ ግን፤ አልሰሙም።

እናንተ ስለዚህ የዘራውን ምሳሌ ስሙ። ሁሉ የሚሰማ የመንግሥቱን ቃል እና የማይገባው፤ ክፉው ይመጣል እና በልቡ ውስጥ የተዘራውን ይወስዳል፤ ይህ በመንገዱ ዳር የተዘራው ነው። ይህ በጅንጋያማ ቦታዎች ላይ የተዘራው፤ ቃሉን የሚሰማ እና ወዲያውኑ በደስታ የሚቀበለው እና የሚወስደው ይህ ነው። ግን በራሱ ውስጥ ሥር የለውም፤ ነገር ግን ጊዜያዊ ነው፤ መከራ ወይም ስደት በቃሉ ምክንያት ሲመጣ ወዲያውኑ ይሰናከላል። ውስጥ ወደ አሾች የተዘራው፤ ይህ ቃሉን የሚሰማ ነው፤ እና የዚህ ዘመን ጭንቀት እና የሀብት ማታለል ቃሉን ያነቃል፤ እና ፍሬ አልባ ይሆናል። ይህ ግን በመልካም መሬት ላይ የተዘራ፤ ቃሉን የሚሰማ እና የሚገነዘብ ነው፤ እርሱም በእርግጥ ፍሬ ያፈራል እና ያደርጋል፤ አንዱ መቶ፤ አንዱ ስልሳ፤ አንዱ ሰላሳ።

ሌላ ምሳሌ አስቀመጠላቸው እንዲህ እያለ፤ የሰማያት መንግሥት ተመሳሳለ ከሰው ጋር ጥሩ ዘር በመስኩ ዘራ፤ ሰዎች በሚተኙበት ጊዜ ግን ጠላቱ መጥቶ በእህሉ መካከል አረም ዘርቶ ሄደ። ጊዜ ግን ሣሩ ብቅል አደረገ እና ፍሬ አደረገ፤ ያን ጊዜ አረሙም ታየ ። ግን የቤት ጌታው አገልጋዮች ቀርበው እንዲህ አሉት፤ ጌታ፤ በእርሻህ ያዘራህ መልካም ዘር አይደለምን? ስለዚህ አረም ከየት አለው? እርሱ ግን ላቸው አለ፤ ጠላት ሰው ይህን አደረገ። ባሪያዎቹ ግን ለእርሱ አሉ፤ ስለዚህ ሄደን እንሰበሰባቸው ተፈልጋለህ፤ ሆኖም እርሱ እንዲህ አለ፤ አይ፤ ምናልባት

አረሙን እየሰበሰባቸው ከእሱ ጋር በአንድ ጊዜ አህሉን ትነቅሉ፤ ሁለቱም አብረው እስከ መከሩ ድረስ እንዲያድጉ ፍቀዱ፤ እና በመከሩ ጊዜ ለአጫጭቹ እላለሁ፤ መጀመሪያ አረሙን ሰብስቡ እና ለማቃጠል ወደ እሶቹ አስሩት፤ አህሉን ግን ወደ መጋዘኔ ሰብስቡ።

ሌላ ምሳሌ አስቀመጠላቸው እንዲህ እያለ፤ መንግሥተ ሰማያት ለሰናፍጭ እህል ተመሳሳይ ናት፤ ዘአንስቶ ሰው በመስኩ ዘራው፤ ይህ ከሁሉም ዘሮች ትንሹ እንደሆነ፤ ግን ሲያድግ፤ ከሁሉም አትክልቶች ትልቁ ነው እና ዛፍ ይሆናል፤ እንዲሁም የሰማይ ወፎቹ ይመጡ እና በቅርንጫፎቹ ይኖሩ።

ሌላ ምሳሌ ተናገራቸው፤ የሰማያት መንግሥት ተመሳሳይ ነው ከእርሾ ጋር፤ አንዲት ሴት ወስዳ ወደ ሦስት መስኪያዎች ዱቄት ደበቀችው፤ ሁሉም እስኪፈጠር ድረስ።

እነዚህን ሁሉ ኢየሱስ በምሳሌዎች ለሕዝቦች ተናገረ፤ እና ያለ ምሳሌ ምንም ነገር አልተናገራቸውም። ስለዚህ የተነገረው በነቢዩ እያለ ይፈጸም፤ አፌን በምሳሌዎች እከፍታለሁ፤ ከዓለም መሠረት ጀምሮ የተደበቁትን እናገራለሁ።

ከዚያ ሕዝቦቹን ትቶ ወደ ቤቱ መጣ። እና ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ መጥተው እያሉ፤ የእርሻውን አረም ምሳሌ ንገረን። ይህ ግን መልስ ሰጥቶ አላቸው ተናገረ፤ የመልካሙን ዘር የሚዘራው የሰው ልጅ ነው። ሐቅሎ ወ ውእቱ ዓለሙ፤ ሠናዩ ወ ዘርኡ፤ እሙንቱ እሙ ደቂቀ መንግሥቱ፤ አሕረግቱ ወ እሙ ደቂቀ እኩዩ። ጠላቱ ያዘራቸው ዲያብሎስ ነው። ምርቱ የዘመኑ መጨረሻ ነው። አጫጭቹም መላእክት ናቸው። ልክ እንደ አረም የሚሰበሰብና በእሳት የሚቃጠል፤ እንደዚህ በዚህ ዘመን መጨረሻ ይሆናል። ይልካል የሰው ልጅ መልእክተኞቹን፤ እና ደሰበሰባሉ ከመንግሥቱ ሁሉ መሰናክሎቹን እና ሕገ-ወጥነትን የሚያደርጉትን። እና ወደ እሳት ምድጃ ይጥሏቸዋል፤ እዚያ ማልቀስና የጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ከዚያ ዳድቃን በአባቶቻቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። ለመስማት ጁሮ ያለው ይሰማ።

እንደገና የሰማያት መንግሥት ተመሳሳይ ናት ከሁብት ጋር በመስክ ከተደበቀ፣ ዘክንድ ሰው አግኝቶ ደበቀው፣ እና ከደስታው የተነሳ ይሄዳል እና ያለውን ሁሉ ይሸጣል እና ያንን መስክ ይገዛል።

እንደገና መንግሥት ሰማያት ተመሳሳይ ናት ከነጋጭ ሰው ጋር ጥሩ ዕንቁዎችን የሚፈልግ። ማን አንድ ውድ ዕንቁ ያገኘ፣ ሄዶ ያለው ሁሉ ሸጦ እሱን ገዛው።

ደግሞ የሰማያት መንግሥት ተመሳሳይ ነው ለመረብ ወደ ባሕር ተጥሎ እና ከሁሉ ዘር ተሰብስቦ። ነበረ፣ መቼ ተሞላ፣ እሷን ወደ ዳርቻው ያወጡ እና ተቀምጠው መልካሙን ወደ ዕቃዎች ሰበሰቡ፣ መጥፎውን ግን ወደ ውጭ ወረወረ። እንደዚህ ይሆናል በዘመኑ ማጠናቀቅያ ላይ። መላእክት ይወጣሉ እና እኩዮችን ከጻፏቸው መካከል ይለያሉ። እና ወደ እሳት ምድጃ ይጥሏቸዋል፣ እዚያ ማልቀስና የጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ኢየሱስ ይላቸዋል፣ እነዚህን ሁሉ ተረዳቸው፣ እነርሱም ይሉታል፣ አዎ፣ ጌታ። ሆኖም አላቸው፣ በዚህ ምክንያት ሁሉ ጸሐፊ የተማረ ወደ መንግሥት ሰማያት ተመሳሳይ ነው ለሰው የቤት ጌታ፣ እሱም ያወጣል ከግምጃ ቤቱ አዲስና አሮጌ።

ወከነ፡መቼ፡ፈጸመ፡ኢየሱስ፡እሉ፡ምሳሌያት፡ተነሣ፡እምህየ፡፡ ወመጺኡ ውስተ ሀገሩ፡ ይመህሮሙ በምኩራብሙ፡ እስከ ደደንግፁ ወደብሉ፡ እምነበ ለዝንቱ ዛቲ ጥበብ ወእላንቱ ኅይላት። ይህ የአናጺው ልጅ አይደለምን? እናቱ ማርያም የምትባል አይደለችምን? ወንድሞቼም ያዕቆብ፣ ዮሴስ፣ ስምዖን እና ይሁዳ አይደሉምን? እና እኅቱ አኮኮን ኩሎን ኅቤነ ሀለዋ፣ እምአይቱ እንከ ለዝንቱ ዘንተ ኩሉ፣ እና በእርሱ ተቆጡ። ኢየሱስ ግን ወደ እነርሱ አለ፣ ነቢይ ያልተከበረ አይደለም ከሆነ በአገሩ እና በቤቱ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር። እና በእነርሱ እምነት ማጣት ምክንያት እዚያ ብዙ ኃይላትን አልሰራም።

በዚያ ዘመን ሄሮድስ ራብዓዊ ስለ ኢየሱስ ሰማ። ወደቤሎሙ፡  
ለደቂቁ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዮሐንስ፡ መጠምቅ፡ ውእቱ፡ ተንሥኦ፡ እምነ፡  
ምውታን፡ ወበእንተ፡ ዝንቱ፡ ጎይላት፡ ደገብራ፡ ውስቴቱ። ምክንያቱም  
ሄሮድ ዮሐንስን ያዘው፤ አሰረው እና በእስር ቤት አስቀመጠው፤  
በወንድሙ ፊሊጶስ ሚስት ሄሮድያ ምክንያት። ዮሐንስ ለእርሱ ደላል  
ነበር፤ እሷን ማግኘት ለእንተ አይፈቀድም። እና እሱን ለመግደል እየፈለገ  
ሕዝቡን ፈራ፤ ምክንያቱም እንደ ነቢይ ደዘውት ነበር። የሄሮድስ የልጅት  
በዓል እየተካሄደ እንዳለ የሄሮዲያስ ሴት ልጅ በመካከል ዳንስ አደረገች  
እና ሄሮድስን አስደሰተችው። ስለዚህ በመሐላ ተሰማማ ለእርስዋ  
የተኛውንም ትጠይቀው እንደሆነ ለመስጠት። ወእንተ እንደ ትትመሀር  
በእመ አማ፣ ትብል፡ ሀበኒ ዝየ ውስተ ሰሐን ርእሰ ዮሐንስ መጠምቅ።  
እና ንጉሡ ተጎዳ፣ ግን በመሐላዎቹ እና ከእርሱ ጋር በተቀመጡት  
እንግዶቹ ምክንያት ለመስጠት አዘዘ። እና ልኮ የዮሐንስን አንገት  
በጥበቃ ቤት ቆረጠው። እና ራሱ በሳህን ላይ ተሸክሞ መጣ፤  
ለልጅቲቱም ተሰጠ፤ እሷም ለእናቷ አመጣች። እና የእርሱ ደቀ  
መዛሙርት ቀርበው ሰውነቱን ወስደው ቀበሩት፤ እና መጥተው  
ለኢየሱስ አሳወቁ።

ኢየሱስ ግን ሰምቶ ከዚያ በመርከብ ወደ በረሃ ቦታ ብቻውን ሄደ፤  
እና ህዝቦቹም ሰምተው ከከተሞቹ በእግር ተከተሉት። ወወዲሁ ኢየሱስ  
ርእየ ብዙኅ ሕዝብ፣ ወመሐረ ላዕሌሆም፣ ወፈወሰ ሕሙማኒሆም።  
ምሽት ሲደርስ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ መጥተው እንዲህ አሉት፣ ደሀ  
ቦታ ባድማ ነው እና ሰዓቱም አስቀድሞ አልፏል፤ ህዝቡን ሻብ፣ ወደ  
መንደሮች ሄደው ለራሳቸው ምግብ እንዲገዙ። ግን ኢየሱስ እንዲህ  
አላቸው፣ ለመሄድ አያስፈልጋቸውም፤ እናንተ ሰጧቸው ምግብ። ነገር  
ግን እነሱ ለእርሱ ደላሎ፣ እዚህ አምስት እንጂ-ና ሁለት ዓሣቶ ካልሆነ  
በስተቀር የለንም። ደኸው ግን አለ፣ እነርሱን እዚህ ለእኔ አምጡ።  
ወአዘዘ ለሕዝብ ከመ ደንበሩ ላዕለ ሣዕር፣ ወነሢኦ ጎምስተ እክለ  
ወክልኤተ ዓሣተ፣ ወአንሥኦ አዕይንቲሁ ውስተ ሰማይ ወባረከ፣ ወሰብሮ  
ወሀበሙ ለእርዳኢሁ እክለ፣ ወአርዳኢሁ ለሕዝብ። ወበልዑ ኩሎሙ  
ወጸገቡ፣ ወነሥኦ ዘተርፈ ዘቀርሳ ዐሠርተ ወክልኤተ መካይድ መልኩ።

እነዚያ እየበሉ የነበሩት ወንዶች እንደ አምስት ሺህ ነበሩ፤ ሴቶቻና ልጆቻ ሳይጨምሩ።

እና ወዲያውኑ እየሱስ ደቀ መዛሙርቱን አስገደዳቸው ወደ መርከቡ እንዲገቡ እና ወደ ማዶ እንዲቀድሙት፤ እስከ ህዝቦቹን እስኪያሰናብት ድረስ። እና ሕዝቦቹን ካሰናበተ በኋላ፤ ለመጸለይ ብቻውን ወደ ተራራው ወጣ። ምሽት ሲደርስ ግን እዚያ ብቻውን ነበረ። ወመርከቡ ቀድሞ በመካከለ ባሕር ነበረ፤ እየተሰቃየ በማዕበላት፤ እንግዲህ ንፋሱ ተቃራኒ ነበረ። በአራተኛው ሌሊት ጥበቃ ግን ኢየሱስ በባህር ላይ እየተራመደ ወደ እነርሱ ሄደ። እና ደቀ መዛሙርቱ በባሕር ላይ እየተመላለሰ ባዮት ጊዜ ተረባሹ፤ መንፈስ ነው እያሉ፤ እና በፍርሃት ጮኹ። ወዘንተ ግን ተናገረ ላቲሆሙ የሱስ እንደ ይብል፡ ተጽንቦ፡ እነ አነ እየ፡ አይትፍርሁ። መልስ ሰጥቶ ግን ጴጥሮስ ለእርሱ አለ፤ ጌታ፡ አንተ ከሆንክ፤ ወደ አንተ በውኃው ላይ እንድመጣ አዝዘኝ። ሆኖም እርሱ፤ ና አለ። ጴጥሮስም ከመርከቡ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ለመምጣት በውኆች ላይ ተመላለሰ። ንፋሱ ጠንካራ መሆኑን ሲያይ ግን ፈራ፤ እና መስጠም ሲጀምር ጮኹ እንዲህ ብሎ፤ ጌታ፡ አድነኝ። ወዲያውኑ ግን ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘው እና እንዲህ አለው፤ ኮ አንተ የተንሸ እምነት ለምን ተጠራጠርክ? እና እነርሱ ወደ መርከቡ ሲወጡ ንፋሱ ቆመ። እነዚያ ግን በመርከቡ ውስጥ የመጡት ለእርሱ ሰገዱ እንዲህ ብለው፤ በአውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ።

ወዐደ.። መጽሐፍ ውስተ፡ ምድረ፡ ገነሳሬት። ወአምዝ ኣአሚሮሙ እሙ፡ ደቂቀ ሰብ ዘይቲ ቦታ ፈነዉ ውስተ ኩላ ይኣቲ ከባቢ፡ ወኣቅረቡ ሎቱ ኩሎሙ አለ በኪ ዘሎሙ። ወለመኑ እሙንቱ ከመ እንበለ ባሕቲቱ ይግሰሱ ዘጽንፈ ዘልብሱ፤ ወኩሎሙ አለ ገሰሱ ድሳት።

ከዚያ ከኢየሩሳሌም የመጡ ጸሐፊዎቻና ፈሪሳውያን ወደ ኢየሱስ ቀርበው እንዲህ አሉ። ለምን የአንተ ደቀ መዛሙርት የሸማግሌዎቻን ወግ ያልፋሉ? ዳቦ በሚበሉበት ጊዜ እጃቸውን አይታጠቡምና። ሆኖም

መልስ ሰጥቶ እንዲህ አላቸው፤ ለምንድን ነው እናንተም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በእናንተ ወግ የምትጥሱት፤ እግዚአብሔር አዘዘ እያለ፡ አባትህን እና እናትህን አክብር፤ እናም አባትን ወይም እናትን የሚያንቋሽሽ በሞት ይሞት። አንተም ግን ትላላቸው፡ ማን ቢል ለአባቱ ወይም ለእናቱ፤ ስጦታ ነው የምትጠቀምበው ከእኔ፤ እና አይከብር አባቱን ወይም እናቱን፤ እናም በእናንተ ወግ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አፈረሳችሁ። ግብዘቶ፤ ኢሳይያስ ስለ እናንተ በደንብ ተነበዩ እያለ። ይህ ሕዝብ በአፋቸው ወደ እኔ ይቀርባል እና በከንፈሮቻቸው ያከብራሉ፤ ነገር ግን ልባቸው ከእኔ ርቆ ይርቃል። ነገር ግን ባዶ ያመልኩኛል፤ የሰዎችን ትእዛዛት እንደ ትምህርት እያስተማሩ።

ወጠርቶ ሕዝቡን አላቸው፡ ስሙ እና ተረዱ። ወደ አፍ የሚገባው ሰውን አያረክስም፤ ነገር ግን ከአፍ የሚወጣው ይህ ነው ሰውን የሚያረክሰው። ከዚያ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው እንዲህ አሉት፡ ፈሪሳውያን ቃሉን ሲሰሙ መሰናከላቸውን ታውቃለህ? ሆኖም መልስ ሰጥቶ እንዲህ አለ፡ ሁሉ ተከላ ዘአልተከለው አባቱ ሰማያዊው ይነቀላል። ይተዉ እነርሱ፤ የዕውሮቹ መመሪያዎች ዕውሮቹ ናቸው፤ ዕውር ግን ዕውርን ከመራ፤ ሁለቱም ወደ ጉድጓድ ይወድቃሉ። መልስ ሰጥቶ ግን ጴጥሮስ ለእሱ አለ፡ ይህን ምሳሌ ንገረን። ነገር ግን ኢየሱስ አለ፡ አሁንም እናንተ ያለ ግንዛቤ ናችሁ? ገና አትረዱም እንዴት? ሁሉ ወደ አፍ የሚገባው ወደ ሆኖ ይሄዳል እና ወደ ሸንት ቤት ይጣላል። ነገር ግን ከአፍ የሚወጡት ከልቡ ይወጣሉ፤ እና እነዚያ ሰውን ያረክሳሉ። ከ ልብ ይወጣሉ ክፉ አስተሳሰቦች፣ ግድያዎች፣ ዝሙቶች፣ ሴሶኝነቶች፣ ስርቆቶች፣ ሐሰተኛ ምስክርነቶች እና እርግማኖች። እነዚህ ናቸው ሰውን የሚያረክሱት፤ ግን ባልታጠቡ እጆች መብላት ሰውን አይረክስም።

እናም ኢየሱስ ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ሲዶን አካባቢዎች ተመለሰ። እናም እነሆ፤ አንዲት ከነዓናዊት ሴት ከእነዚያ ድንበሮች ወጥታ ወደ እርሱ ጮኸች እያለች፤ ርሐመኝ፤ ጌታ፤ የዳዊት ልጅ፤ ሴት ልጄ በአጋንንት በመጥፎ ሁኔታ ተደዛለች። እርሱ ግን አንዲትም ቃል አልመለሰላትም። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው እንዲህ ብለው ጠየቁት፡ ላክላት፤ ምክንያቱም ከኋላችን ትጮኻለች። ሆኖም እርሱ መልስ ሰጥቶ

እንዲህ አለ፣ ወደ እስራኤል ቤተ የጠፉ በጎች ካልሆነ በስተቀር አልተላክሁም። ይህን ግን መጥታ ሰገደቸለት እያለች፣ ጌታ፣ እርዳኝ። ሆኖም መልስ ሰጥቶ እንዲህ አለ፣ የልጆቻን ዳቦ ወስዶ ለትንንሽ ውሾቹ መጣል መልካም አይደለም። ሲ ግን አለች፣ አዎ፣ ጌታ፣ እንዲሁም ውሾቹ ከጌቶቻቸው ጠረጴዛ ከሚወድቁት ቁርስ ይበላሉ። ከዚያ ኢየሱስ መልስ ሰጥቶ ወደ እሷ አለ፣ ኦ ሴት፣ ታላቅ ነው የአንቺ እምነት፤ እንደ ምትፈልገው ይሁንልሽ። እና ከዚያ ሰዓት ጀምሮ ሴት ልጇ ተፈወሰች።

እና ኢየሱስ ከዚያ ተነስቶ ወደ ገሊላ ባሕር መጣ፣ ወደ ተራራም ወጥቶ እዚያ ተቀመጠ። እና ብዙ ሕዝቦች ከእራሳቸው ጋር ሰንካላዎችን፣ ዓይነ ስውራንን፣ መስማት የተሳናቸውን፣ የተቆረጡትን እና ሌሎች ብዙዎችን ይዘው ወደ አርሱ መጡ፣ እና እነርሱን በኢየሱስ እግሮቹ ዘንድ ጣሏቸው፣ እና እነርሱን ፈወሰ። ስለዚህ ሕዝቦቹ ደንገጹ ሲያዩ ደንቆሮዎችን ሲሰሙ፣ ዓላሎችን ሲናገሩ፣ የተጎዱትን ጤነኞች፣ ሕመምተኞችን ሲራመዱ እና ዕውሮችን ሲያዩ፣ እና የእስራኤልን አምላክ አከበሩ።

እርሱ ደግሞ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ አለ፣ አዘንኩ በሕዝቡ ላይ፣ ምክንያቱም አስቀድሞ ሦስት ቀናት ከእኔ ጋር ቀሩ እና የሚበሉት ነገር የላቸውም፣ እና ራቡ ልልካቸው አልፈልግም፣ ምናልባት በመንገዱ ላይ ይደክሙ። ደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አሉት፣ በዚህ ምድረ በዳ ይህን ያህል ሕዝብ ለማጣጣም ይህን ያህል እንጂራ ከየት እናገኛለን? ኢየሱስም እንዲህ አላቢቸው፣ ስንት እንጂራዎች አላችሁ? እነርሱም ሰባት እና ጥቂት ትንንሽ ዓሦች አሉ። እናም ለሕዝቡ በምድር ላይ እንዲደገፉ አዘዘ። እና ሰባቱን እንጂራዎች እና ዓሦቹን ወስዶ፣ አመሰግኖ ሰበረ እና ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ። ወበልዑ ኩሎሙ ወጸገቡ፣ ወነሥኩ ዘተርፈ ዘቀርሃ ሰብዐተ መካይደ መልኩ። እነዚያ የበሉት አራት ሺህ ወንዶች ነበሩ፣ ከሴቶችና ከልጆች ውጪ። ወአፈታ ዘብዙኃን ዐረገ ውስተ መርከብ ወመጽአ ውስተ ደወለ መግደላ።

እና ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ቀርበው እየሞከሩ፤ ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ጠየቁት። ውክቱ ግን መልስ አቤ ሎሙ፡ ምሴት ኮነ ትብሉ፡ ሰላም፡ እስመ ቀዓመ ሰማይ። እና በጠዋት፡ ዛሬ ክረምት ነው፡ ሰማዩ ጨለመ ስለሆነ ደቀላቀላል። አስመሳዮቻ፡ የሰማዩን ሠት ለመለየት ታውቃላቸሁ፡ የጊዜያቱን ምልክቶች ግን ማወቅ አትችሉም። ትውልድ ክፉ እና ዝሙተኛ ምልክት ይፈልጋል፤ ነገር ግን ምልክት አይሰጣትም በስተቀር የነቢዩ የዮናስ ምልክት። እና እነርሱን ትቶአቸው ሄዷል።

እና የእርሱ ደቀ መዛሙርት ወደ ማዶ ሲመጡ እንጂራዎችን ለመውሰድ ረሱ። ወኪላቸው ደቤሎሙ፡ ርኩ ወተጠንቀቁ እምነ እርሾ ከፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን። እነሱ ግን በራሳቸው ውስጥ አያሰቡ ነበር እንጂ፤ እንጂራዎችን አልወሰድንም አያሉ። ኪላቸው ግን ያወቀ እና አለላቸው፡ አናንስተ እምነት ያላቸሁ፤ እንጂራዎችን ስለልወሰዳቸሁ በራሳቸሁ ለምን ታስባላቸሁ? ገና አልተረዳቸሁም፤ ወይም አትዘክረም የአምስት ሺህ ሰዎችን አምስት እንጂራዎች እና ስንት መሶብ እንደወሰዳቸሁ? ወላ፡ ዘሰቡዓ፡ ሳብስተ፡ ዘአርባዕቱ፡ ሺሕ፡ ወስንተ፡ መካይደ፡ ነሣእክሙ። እንዴት አትረዱም፤ ስለ እንጂራ ሳይሆን ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ እንድትጠነቀቁ እንዳልኳቸሁ? ከዚያ ተረዱ ከዳቦ ዕርሾ እንዲጠነቀቁ አለላም፡ ነገር ግን ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ትምህርት እንዲጠነቀቁ እንደ አለ።

ኪላቸው ወደ የጨረጃስ ቁሳርያ አካባቢዎች ሲመጣ፤ ደቀ መዛሙርቱን እያለ፤ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ነው ይላሉ? ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አሉ፤ አንዳንዶቹ ዮሐንስ መጥምቁ፤ ሌሎች ደግሞ ኤልያስ፤ ሌሎች ደግሞ ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ። ወደ እነርሱ ይላል፤ እናንተ ግን እኔ ማን እንደሆንኩ ትላላቸሁ? መልስ ሰጥቶ ግን ስምዎን ጴጥሮስ አለ፤ አንተ ነህ ክርስቶስ ልጅ የሕይወት እግዚአብሔር። ወመለሰ ኪላቸው አለው፡ ብጹዕ ነህ ስምዎን ባርዮና፡ እስመ ሥጋ ወደም አይገለጸልህም፡ ግን አቡየ ዘበሰማያት። ወአነኒ እብል ለከ ከመ አንተ ጴጥሮስ ወላዕለ ዛቲ ኩኩሕ እሕንጽ ማኅበርየ ወአናቅጸ ሲኦል ኪደረክብዋ። ወአሁበከ መፍትሔ ዘመንግሥተ ሰማያት፡ ወዘትሴሮ ዲቢ

ምድር ይከውን ሲረዳ በሰማያት፡ ወዘተ፡፡ ሩብ ምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት፡፡ ከዚያ ለደቀ መዛሙርቱ አዘዘ፤ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ለማንም እንዳይነግሩ፡፡

ከዚያ ጊዜ ጂምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ፤ ከሸማግሌዎቹ፤ ከሊቃና ካህናት እና ከጸሐፊዎቹ ብዙ መስቃዮት፤ መገደል እና በሦስተኛው ቀን መነሳት እንደሚገባው ለደቀ መዛሙርቱ ማሳየት ጀመረ፡፡ ወአንሥኦ ጴጥሮስ ወጀመረ ደገሥጾ እንደ ደብል፡ ይኩንከ ርትቀ እግዚአብሔር፤ አኮ ኢይኩንከ ዝንቱ፡፡ ሆኖም ተመልሶ ለጴጥሮስ እንዲህ አለው፡ ሂድ ከኋላዬ ሰይጣን፤ መሰናክልዬ ነህ፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ነገር አታስብም፤ ግን የሰዎችን ነገር ታስባለህ፡፡

ያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፡ አንድ ሰው ኋላዬ ለመምጣት ከፈለገ፡ እራሱን ይክህድ እና መስቀሉን ይውሰድ እና ይከተላኝ፡፡ ማንም የራሱን መንፈስ ማዳን የሚፈልግ ያጠፋታል፤ ማንም ግን የራሱን መንፈስ በእኔ ምክንያት የሚያጠፋ ይገኛታል፡፡ ምን ይጠቀማል ሰው ዓለሙን ሙሉ ቢያገኝ፡ ነፍሱን ግን ቢያጣ? ወይስ ምን ይሰጣል ሰው በምትክ ነፍሱ? ይሆናል ምክንያቱም የሰው ልጅ በአባቱ ክብር ከመላእክቱ ጋር ለመምጣት፤ እና ከዚያ ለእያንዳንዱ እንደ ተግባሩ ይመልሳል፡፡ አሜን አለላሁ ለእናንተ፤ ከእዚህ ከቆሙት አንዳንዶቹ አለ፡ እነዚያ ሞትን አይቀምሱም እስከ የሰው ልጅ በመንግሥቱ ሲመጣ እስኪያዩ ድረስ፡፡

እና ከስድስት ቀናት በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስን እና ያዕቆብን እና ወንድሙን ዮሐንስን ይወስዳል፤ እና እነርሱን ወደ ከፍተኛ ተራራ ብቻቸውን ያወጣቸዋል፡፡ እና በፊታቸው ተለወጠ፤ እና ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ፤ ልብሶቹም እንደ ብርሃን ነጭ ሆኑ፡፡ ወእንሆ ታየቱላቸው ሙሴ ወኤልያስ ምስሌሁ እንደ ይተናገሩ፡፡ መልስ ሰጥቶ ግን ጴጥሮስ ለኢየሱስ አለ፡ ጌታ፤ እኛ እዚህ መሆናችን ጥሩ ነው፤ ከፈለግክ እዚህ ሦስት ድንኳኖቹ እናድርግ፤ ለአንተ አንድ፤ ለሙሴ አንድ እና ለኤልያስ አንድ፡፡ ገና

እየተናገረ እንዳለ እነሆ ብረህ ደመና አጸላቸው፤ እና እነሆ ከደመናው ድምጽ እያለ፤ ይህ የእኔ ተወዳጅ ልጅ ነው፤ በእርሱ ደስ ብሎኛል፤ እርሱን ስሙት። ወሰሚያው እሙንቱ ደቀ መዛሙርት ወደቁ ዲበ ገጾሙ ወፈርሁ ጥቀ። እና ኢየሱስ ቀርቦ አነካቸው እንዲሁም አለ፤ ተነሱ እና አትፍሩ። ዓይኖቻቸውን ከፍ አድርገው ግን ከኢየሱስ በቀር ማንንም አላዩም። እና እነርሱ ከተራራው ሲወርዱ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፤ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ራዕዩን ለማንም አትንገሩ። እና ደቀ መዛሙርቱ ጠየቁት እንዲህ ብለው፤ እንግዲህ ጸሐፍት ኤልያስ መጀመሪያ መምጣት አለበት ይላሉ፤ ይህ ምንድን ነው? ውስቱ ደ ኢየሱስ መልስ ይቤሎሙ፡ ኤልያስ መን ቀዳሙ ይመጽክ ወያስተሠራል ኩሎ። እላቸኋለሁ ግን ኤልያስ አስቀድሞ መጥቷል፤ እና አላወቁትም፤ ነገር ግን በእርሱ ላይ የፈለጉትን ሁሉ አደረጉበት፤ እንደዚሁም የሰው ልጅ በእነርሱ ሊሰቃይ ነው። ከዚያ ደቀ መዛሙርቱ ተረዱ ስለ ዮሐንስ መጠምቅ እንደተናገራቸው።

እና ወደ ሕዝቡ ሲመጡ፤ አንድ ሰው ተንበርክኮ ወደ እርሱ ቀርቦ እያለ እግዚአ፡ ልጄን ይምሐረኒ፤ ምክንያቱም ይጨረቃል እና በክፉ ይሰቃያል፤ ብዙ ጊዜ ወደ እሳት ይወድቃል እና ብዙ ጊዜ ወደ ውሃ። እና ወደ ደቀ መዛሙርትህ አመጣሁት፤ እና እሱን ማከም አልቻሉም። መልስ ሰጥቶ ኢየሱስ አለ፤ ኮ የማያምን እና የተዘባ ትውልድ፤ አስከ መቼ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ? አስከ መቼ እናንተን አታገሳለሁ? እሱን እዚህ ለእኔ አምጡ። እና ኢየሱስ ገሠጸው፤ እና አጋንንቱ ከእርሱ ወጣ እና ወዲው ከዚያ ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ። ከዚያ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እየሱስ በብቻ ሲቀርቡ፤ ለምን እኛ ማውጣት አልቻልንም? አሉት። ግን ኢየሱስ አላቸው፤ በእናንተ አለማመን ምክንያት ነው። አሜን እላቸኋለሁ፤ እምነት እንደ የሰናፍጭ ነጠላ ዘር ቢኖራቸው፤ ለዚህ ተራራ ከዚህ ወደ እዚያ ውጣ ትላላቸው፤ እና ይሻገራል፤ እና ምንም ነገር ለእናንተ የማይቻል አይሆንም። ይህ ዘር ግን በጸሎትና በጾም እንጂ አይወጣም።

ሲዘሩ ግን እነርሱ ወደ ገሊላ፤ ኢየሱስ አላቸው፤ የሰው ልጅ ወደ የሰዎች እጆች ሊሰጥ ነው እና ይገድሉታል፤ በሦስተኛው ቀን ይነሣል። እና በጣም ተሐዘኑ።

ወደ ቀጽርናሁም ሲመጡ፤ ሁለት ድራክማ የሚሰበስቡት ወደ ጴጥሮስ ቀርበው፤ የእናንተ መምህር ሁለት ድራክማ አይከፍልምን? አሉት። ይላል፤ አዎ። እና መቼ ወደ ቤት ገባ፤ ኢየሱስ አስቀድሞ እያለ፤ ምን ይመስልሃል ስምዖን፤ የምድር ነገስታት ከየተኞቹ ይወስዳሉ ግብር ወይስ ታክስ፤ ከልጆቻቸው ወይስ ከውጪዎቹ፤ ጴጥሮስ ለእርሱ ይላል፤ ከሌሎቹ። ኢየሱስ ለእርሱ ተናገረ፤ ስለዚህ ልጆቹ ነፃ ናቸው። ግን እነሱን ላናስቀደማቸው፤ ወደ ባሕር ሄደህ መንጠቆ ጣል እና መጀመሪያ የወጣውን ዓሣ አንሳ፤ እና አፉን ከፈትክ ስታተር ታገኛለህ፤ ያንን ወስደህ ለእነሱ ስጥ ምትክ የእኔና የአንተ።

18

በዚያ ሰዓት ደቀ መዛሙርት ወደ ኢየሱስ መጡ እንዲህ ብለው፤ ማን ታላቅ ነው በመንግሥተ ሰማያት? ወጸውዎ፡ ኢየሱስ፡ ሕፃነ፡ ወአቀሞ፡ በማአከሎሙ፡ ወይቤ፡ አሜን እላችኋለሁ፤ ካልተመለሳችሁ እና እንደ ልጆቹ ካልሆናችሁ፤ ወደ መንግሥተ ሰማያት አትገቡም። ማንኛውም አንድ ሰው ስለዚህ እራሱን እንደዚህ ልጅ የሚያዋርድ፤ ይህ ነው በሰማያት መንግሥት ውስጥ የበለጠ ታላቁ። ወዘ፡ ለእመ፡ ይቀበል፡ ሕፃነ፡ ከማሁ፡ አሐደ፡ በስምየ፡ ሊተ፡ ይቀበል። ማንም ግን ከእነዚህ ትናንሽ በእኔ ከሚያምኑት አንዱን ያስተናግድ፤ ለእርሱ የአህያ የአምቦጭ ድንጋይ በአንገቱ ተሰቅሎ በባሕር ውስጥ እንዲሰጠም ይሻለዋል። ወይ ለዓለም በእንቅፋቶቹ ምክንያት፤ እንቅፋቶቹ መምጣታቸው አስፈላጊ ነው፤ ነገር ግን ወይ ለዚያ ሰው እንቅፋቱ በእርሱ በኩል የሚመጣ። ግን እጅህ ወይም እግርህ ቢያስወድቅህ፤ ቁረጣቸው እና ጣላቸው ከአንተ። ሁለት እጆቹን ወይም ሁለት እግሮቹን ይዘህ ወደ ዘለዓለማዊ እሳት ከመጣል ይልቅ፤ ሰንካላ ወይም የተቆረጠ ሆነህ ወደ ሕይወት መግባትህ ለአንተ ይሻላል። እና እንደ አይንህ ቢያስወድቅህ አውጣው እና ጣለው ከአንተ፤ ጥሩ ነው ለአንተ በአንድ አይን ወደ ሕይወት መግባት፤ ወይም ሁለት አይኖቹ ያለህ ወደ የእሳት ገሃነም መጣል። ተመልከቱ አንዱን ከእነዚህ ትናንሾች አትንቁ፤ እላለሁ ለእናንተ ምክንያቱም የእነርሱ መላእክት በሰማያት ሁልጊዜ የአባቴን ፊት ይመለከታሉ የሚገኘውን በሰማያት። የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጣ።

ምን ይመስላቸዋል? አንድ ሰው መቶ በጎቸ ቢኖሩት እና አንዱ ከእነርሱ ቢጠፋ፣ ዘጠና ዘጠኙን በተራሮቹ ላይ ትቶ፣ ሄዶ የጠፋውን አይፈልግምን? እና አንዷ ያገኘው አሱን፣ አሜን አላቸዷለሁ ምክንያቱም በአሱ ይልቅ በዘጠና ዘጠኝ ባልተሳሳቱ ይደሰታል። በዚህ መንገድ ፈቃድ አይደለም በፊት የእናንተ አባት የሚገኘው በሰማያት እንዲሁ ያጠፋ አንድ ከእነዚህ ትናንሽ።

ግን ከሆነ ወንድምህ ወደ አንተ ይበድል፣ ሂድ እና በአንተና በአሱ መካከል ብቻ ተቀጣጠረው፤ ይሰማህ ከሆነ፣ ወንድምህን አግኝተሃል። ግን ካልሰማ፣ ከአንተ ጋር አንድ ወይም ሁለት ሰዎችን ውሰድ፣ በሁለት ወይም በሦስት ምስክሮቹ አፍ ሁሉ ቃል እንዲቆም። ከሆነ ግን የእነርሱን ያልሰማ፣ ለጉባኤው ንገር፣ ከሆነ ግን የጉባኤውንም ያልሰማ፣ እንደ አሕዛብና እንደ ቀረጥ ሰብሳቢ ይሁንልህ። አሜን አላቸዷለሁ፣ በምድር ላይ የምታስሩት ሁሉ በሰማይ ታስሮ ይሆናል፣ እና በምድር ላይ የምታፈቱት ሁሉ በሰማይ ተፈቶ ይሆናል። እንደገና አሜን አላለሁ ለእናንተ፤ ከሆነ ሁለት የእናንተ ይሰማሙ በምድር ላይ ስለ ማንኛውም ጉዳይ የሚጠይቁት፣ ይሆናል ላቸው ከአባቴ የሆነው በሰማያት። ባለ ለ ሁለት ወይም ሦስት በስሜ የተሰበሰቡ፣ እዚያ በመካከላቸው እኔ ነኝ።

ከዚያ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ አለ፣ ጌታ፣ ወንድሜ በላዬ ስንት ጊዜ ይበድላል እና አቅር ለት፣ እስከ ሰባት ጊዜ፣ እየሱስ ለእርሱ ይላል፣ አይደለም እላለሁ ለአንተ እስከ ሰባት ጊዜ፣ ግን እስከ ሰባ አጥፍ ሰባት።

በዚህ ምክንያት ተመሳሳሎች መንግሥተ ሰማያት ለሰው ንጉሥ፣ ዘፈቀደ ያስተካክል ቃለ ምስለ አግብርቲሁ። ግን የእርሱ ሂሳቦች ለማስታረቅ ሲጀምር፣ አንድ ዕዳኛ ስንት ሺህ ታላንቶች ወደእርሱ ተመጣ። ምክንያቱ ዘይብሉ ስለ ዝነበረ፣ ግድታኑ ንሱን ሰበይቱን ውሉዱን ዝነበሮ ኩሉን ክሸየጡን ክኸፈልን ካዘዘ። ወድቆ እንግዲህ ባሪያው ሰገደ ለእርሱ አያለ፣ ጌታ፣ ትዕግስት አድርግ በላዬ እና ሁሉን ለአንተ አከፍላለሁ። ርሳራኔ ያደረገው ግን የዚያ ባሪያ ጌታ አሰናበተው እና ዕዳውን ተወለት። ያ ባሪያ ወጥቶ አንድን ከባሪያ ባልደረቦቹ አገኘ፣ ያ መቶ ዲናሪዎችን ለእርሱ ይገባ ነበር፣ እና እርሱን ያዘው ደነቀው አያለ።

የምትገባውን ለእኔ መልስ። ባሪያ ባልደረባው አንግዲህ ወደ አግሮቹ ወድቆ እያለመነው፣ በላዬ ታገሥ እና እከፍልሃለሁ ክለ። ግን እሱ አልፏልገም፣ ነገር ግን ሄዶ እስከ የተበደረውን እስኪመልስ ድረስ ወደ ወህኒ ቤት ወረወረው።

ባዩ ግን የእርሱ አብሮ ባሪያዎቹ የሆነውን ተሐዘኑ በጣም፣ እና መጥተው ለራሳቸው ጌታ የሆነውን ሁሉ በግልጽ አብራሩ። ከዚያ ጌታው ጠርቶ እንዲህ አለው፣ አንተ ክፉ ባሪያ፣ ያንን ዕዳ ሁሉ ለቀቅሁልህ፣ ስለሰማንሃኝ። አደገባህም ነበረ አንተም በአገልጋይ ባልደረባህ ላይ ምሕረት ታደርግ፣ እንደ እኔም በአንተ ላይ ምሕረት እንዳደረግሁ? እና ጌታው ተቈጥቶ እርሱን ለማሰቃያዎቹ አስረከበው እስከ ሁሉ የተበደረውን እስኪመልስ ድረስ። እንደዚህ ሰማያዊው አባቴ ለእናንተ ያደርጋል፣ እያንዳንዳችሁ ለወንድሙ በደሎቹን ከልባችሁ ካልተቀባበላችሁ።

19

ወሆነ፣ እንዘ፣ ፈጸመ፣ ኢየሱስ፣ እነዚህ፣ ቃላት፣ ተነሣ፣ እምገለላ፣ ወመጽአ፣ ውስተ፣ ድንበረ፣ ይሁዳ፣ ማዶተ፣ ዮርዳኖስ። እና ብዙ ሕዝቦች ተከተሉት፣ እና እዚያ ፈወሰቸው። ወመጽኡ ጎቤሁ ፈሪሳውያን እንዘ ይፈትንዎ ወይብልዎ፣ ይከውንሁ ለብእሲ ያግድዕ ብእሲቶ በኩሉ ምክንያት። ሆኖም እርሱ መልስ ሰጥቶ እንዲህ አላቸው፣ ያደረገው ከመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠራቸው መሆኑን አላነበባችሁምን? እና አለ፣ በዚህ ምክንያት ሰው አባቴን እና እናቴን ይተዋል እና ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል፣ እና ሁለቱ ወደ አንድ ሥጋ ይሆናሉ። እንግዲህ ከእንግዲህ ወዲያ ሁለት አይደሉም፣ ነገር ግን አንድ ሥጋ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይለይ። ይብልዎ፣ እንግዲህ ሙሴ ለምንት መፍቻ መጽሐፍ ሊሰጥና ሊፈታት አዘዘ። ይላቸዋል፣ ሙሴ በእናንተ የልብ ጠንካራነት ምክንያት ሚስቶቻችሁን እንድታሰናብቱ ፈቀደላችሁ፣ ነገር ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲህ አልነበረም። አላለሁ ግን ለእናንተ ማንም ሚስቱን በዝሙት ምክንያት ሳይሆን የሚያሰናብት እና ሌላይትን የሚያገባ ያመሰግናል፣ እንዲሁም

የተሰናበተችን የሚያገባም ያመሰግናል። ደቀ መዛሙርቱ ይላሉት፤ ከሆነ እንዲዘህ ምክንያት የሰው ከሴት ጋር፤ ለማግባት አይጠቅምም። ሆኖም እርሱ አላቸው፤ ሁሉ ይህን ቃል አይቀበሉም። ግን የተሰጣቸው ብቻ ናቸው። ለምክንያት ጃንዲረባዎች ናቸው እነዚያ ከአናታቸው ማሳፀን እንዲዘህ የተወለዱ። እና ጃንዲረባዎች ናቸው እነዚያ በሰዎች የተደረጉ፤ እና ጃንዲረባዎች ናቸው እነዚያ አራሳቸውን በሰማያት መንግሥት ምክንያት የአደረጉ። የሚቸለው ለመቀበል ይቀበል።

ከዚያ ልጆቹ ወደ እርሱ ተመጡ፤ እጆቹን በላያቸው እንዲያደርግ እና እንዲጸልይ፤ ደቀ መዛሙርቱ ግን ገሰጁቸው። እንበለ ኢየሱስ ደቤ፡ ሳድጉ ሐፀናተ ወኢተሳልዉ ይምጽኩ ኅቤዩ፡ እስመ ዘከማሆሙ ውእቱ መንግሥተ ሰማያት። እና እጆቹን በእነርሱ ላይ አድርጎ ከዚያ ሄደ።

ወናሁ፡ አሐዱ፡ ቀሪቡ፡ ደቤሎ፡ መምህር፡ ሠናደ፡ ምንተ፡ ሠናደ፡ እገብር፡ ከመ፡ ደኩነኒ፡ ሐይወተ፡ ዘለዓለም። ሆኖም እርሱ አለው፤ ለምን እኔን ጥሩ ትላለህ? ከአንድ እግዚአብሔር በስተቀር ማንም ጥሩ አይደለም። ግን ወደ ሐይወት መግባት ከፈለግህ፤ ትክክዘቹን ጠብቅ። ይላል ለእርሱ፡ የምን ዓይነት? እርሱ ግን ኢየሱስ አለ፡ አትግደል፤ አታመንዝር፤ አትስረቅ፤ ሐሰተኛ ምስክርነት አትሰጥ፤ አባትህን እና እናትህን አክብር፤ እና ጎረቤትህን እንደራስህ ታፈቅራለህ። ወጣቱ ይላል ለእርሱ፤ ሁሉንም እነዚህን ከወጣትነቱ ጀምሮ ጠብቁአለሁ፤ አሁንም ምን ይጎድለኛል? ኢየሱስ አለው፡ ፍጹም መሆን ከፈለግህ፤ ሂድና ንብረቶቻህን ሸጥ እና ለድሆች ሰጥ፤ እና በሰማይ ሀብት ይኖርሃል፤ እና ና እኔን ተከተል። ወጣቱ ግን ቃሉን ሰምቶ እየተዘነ ሄደ፤ ምክንያቱም ብዙ ንብረቶች ነበሩት። ኢየሱስ ግን ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፡ አሜን እላቸዳለሁ ሀብታም በእንግዳ ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባል። ደግሞ እላቸዳለሁ፤ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ማለፍ ከሀብታም ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ይልቅ ቀላል ነው። ደቀ መዛሙርቱ ሰምተው ግን በጣም ተደነቁ እያሉ፡ ማን ከዚያ መዳን ይቸላል? ተመልክቶ ግን ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፤ ከሰዎች ይህ የማይቻል ነው፤ ከእግዚአብሔር ግን ሁሉ ይቻላል። ከዚያ ጴጥሮስ መልስ ሰጥቶ አለለት፤ እነሆ እኛ ሁሉን ትረን አንተን ተከትለናል፤ ስለዚህ ምን ይሆነናል? ይሱስ

ግን አላቸው፤ አሜን አላቸዱለሁ፤ እናንተ የተከተላችሁኝ በመልሶ መወለድ ጊዜ፤ የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን ላይ ሲቀመጥ፤ እናንተም በአስራ ሁለት ዙፋኖች ላይ ትቀመጣላችሁ የአስራኤልን አስራ ሁለት ነገዶች እየፈረዳችሁ። ወሁሉ ማን ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻዎችን በስሜ ምክንያት የተወፀፀፀ ሙቶ አጥፍ ይቀበላል እናም ዘላለማዊ ሕይወትን ይወርሳል። ብዙዎች ግን መጀመሪያዎቻቸው መጨረሻዎቻቸው ይሆናሉ፤ እና መጨረሻዎቻቸው መጀመሪያዎቻቸው ይሆናሉ።

20

ተመሳሳይ ነው፤ የሰማያት መንግሥት ለቤት ጌታ ሰው፤ ማንም ጠዋት በአንድ ጊዜ ወጥቶ ሠራተኞችን ወደ የወይን ተክሎ ለመቅጠር። እና ከሰራተኞቹ ጋር በአንድ ዲናር ለቀኑ ተስማምቶ፤ ወደ ወይን ማሳው ላካቸው። እና ወደ ሦስተኛ ሰዓት አካባቢ ወጥቶ፤ በገበያ ስራ ቢስ ሆነው የቆሙ ሌሎችን አየ። ወለእልክቱኒ አቤ፤ ሑሩ ወአንተሙኒ ውስተ ዘመዝራዕተ ወይን፤ ወዘእመ ይኩን ዳድቀ አሁብከሙ። እነርሱም ሄዱ። እንደገና በስድስተኛና በዘጠነኛ ሰዓት አካባቢ ወጥቶ በተመሳሳይ ሁኔታ አደረገ። ስለ አስራ አንዲኛው ሰዓት ወጥቶ ሌሎች ስራ ቢስ ሆነው ቆመው ያገኛቸው፤ እና ላቸው ይላል፤ ለምን እዚህ ሙሉውን ቀን ስራ ቢስ ሆናችሁ ቆማችሁ? ይሉታል። ምክንያቱም ማንም አልቀጠረንም። ይላቸዋል፤ እናንተም ወደ ወይን ማሳ ሂዱ፤ እና ፍትሐዊ የሆነው ትቀበላላችሁ። ምሽት ሲደርስ የወይን ቦታው ጌታ ለገዥው እንዲህ አለው፤ ሰራተኞቹን ጥራና ደመወዛቸውን ስጣቸው፤ ከመጨረሻዎቹ ጳምሮ እስከ መጀመሪያዎቹ ድረስ። እና እነዚያ በዐሥራ አንድ ሰዓት አካባቢ የመጡት እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ወሰዱ። ቢመጡ ግን የመጀመሪያዎቹ አሰቡ ብዙ እንደሚወስዱ፤ እና እነሱም በድንጌ ወሰዱ። ወሲደው ግን በገራህተ ቤቱ ላይ ተጎሥጎሡ። እያሉ፤ እነዚህ የመጨረሻዎቹ አንድ ሰዓት ብቻ ሠሩ፤ እና እነርሱን ከእኛ ጋር እኩል አደረገሃቸው፤ ከእኛ ጋር የቀኑን ሸክም እና ሙቀት ከተሸከምን። ውስቱ ደግሞ መልሶ ተናገረ ለአሐዱ እምኔሆሙ። ወዳጄ፤ አኮ አበድል ለኮ፤ አኮኑ በዲናር ተስማማዕከ ምስሌየ። የአንተን አንሳና ሂድ፤ ግን ለዚህ

መጨረሻው እንደ አንተም መስጠት አፈልጋለሁ፤ ወይስ በየእኔ ያለው የምፈልገውን ማድረግ አይፈቀድልኝም? ዓይንህ ክፉ ነው ምክንያቱም እኔ ጥሩ ስለሆንኩ? በዚህ መንገድ የኋለኞቹ የመጀመሪያ ደሆናሉ እና የመጀመሪያዎቹ የኋለኞቹ ደሆናሉ፤ ብዙዎች ተጠርተዋል፤ ጥቂቶች ግን ተመርጠዋል።

ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ፤ አስራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት በመንገድ ላይ ብቻቸውን ወስዶ ላቸው አለ። ተመልከቱ፤ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፤ እና የሰው ልጅ ለዋና ካህናት እና ለጸሐፊዎች ደሰጣል፤ እና በሞት ይፈርዱብታል። ወያሰጥዎታል፤ እርሱን፤ ለአሕዛብ፤ ለማስተላለፍ፤ ወለማስገረፍ፤ ወለመስቀል፤ ወበሣልስት፤ ቀን፤ ደትነሣእ።

ከዚያ የዘብዴዎስ ልጆች እናት ከልጆቿ ጋር ወደ እርሱ ቀረበች፤ እየሰገደች እና ከእርሱ የሆነ ነገር እየጠየቀች። እርሱ ግን አላት፤ ምን ትፈልገላለሽ? ትለዋለች፤ እነዚህ ሁለት ልጆቼ አንዱ በቀኝህ እና አንዱ በግራህ በመንግሥትህ እንዲቀመጡ በል። መልስ ሰጥቶ ግን ኢየሱስ አለ፤ አታውቁም ምን እንደምትጠይቁ። ዘኢኔ ልጠጣው የምሆነውን ጽዋ መጠጣት ትችላላችሁ፤ ወይስ ዘኢኔ የምጠመቀውን ጥምቀት መጠመቅ? ይላሉ ለእርሱ፤ እንችላለን። ወይላቸው አለ፤ እውነት ጽዋዬን ትጠጣላችሁ፤ እናም እኔ የምጠመቅበትን ጥምቀት ትጠመቃላችሁ፤ ግን ከቀኝዬ እና ከግራዬ መቀመጥ የእኔ ለመስጠት አይደለም፤ ነገር ግን በአባቴ ለተዘጋጀላቸው ነው። ወሰሚዎም እሙንቱ ዐሠርቱ ተምዐው በእንተ እሙንቱ ክልሌቱ አኅወ። ይኸው ግን ኢየሱስ ጠርቶአቸው እንዲህ አላቸው፡ ታውቃላችሁ እንደ የአሕዛቡ አለቆች ይገዛሉአቸው እና ታላላቆቹ ሥልጣን ያደርጋሉ ላይአቸው። በእናንተ መካከል እንደዚህ አይሆንም፤ ነገር ግን በእናንተ መካከል ታላቅ መሆን የሚፈልግ ማንኛውም ሰው የእናንተ አገልጋይ ይሆናል። ወዘ፡ለእሙ፡ይፈቅድ፡ ውስቴትክሙ፡ከሙ፡ይኩን፡ቀዳማይ፡ይከውን፡ገብረ፡ዚአክሙ። ልክ እንደ የሰው ልጅ ለመስተናገድ ሳይሆን፤ ነገር ግን ለማገልገል እና የራሱን ነፍስ በብዙዎች ምትክ ቤዛ ለመስጠት መጣ።

እና እነርሱ ከኢያሪኮ እየወጡ ሳሉ፣ ብዙ ሕዝብ ተከተለው።  
ወእንሆ ሁለት ዕውራን ተቀምጠው በመንገድ ዳር፣ ኢየሱስ  
እንደሚያልፍ ሰምተው፣ ጮኹ እያሉ፣ ርሐመነ አኛን፣ ጌታ፣ የዳዊት ልጅ።  
ሕዝቡ ግን ገሠጾሙ ከመ ደስከቱ፣ አሙንቱ ግን በዐቢይ ጸርተ እንዘ  
ደብሉ፣ ምሐረን እግዚአ ወልደ ዳዊት። ኢየሱስም ቆሞ ጠራቸው እና  
አለ፣ ምን እንዳደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ? ደላሎት፣ እግዚአ፣ እንከ  
ደከሠቱ አይኖቻችን። ርሳራቴ ያደረገው ኢየሱስ ግን የእነርሱን ዓይኖች  
ዳሰሰ፣ እና ወዲያውኑ የእነርሱ ዓይኖች ተመለከቱ፣ እና ተከተሉት።

21

ወሰበ፣ ቀረቡ፣ ጎበ፣ ኢየሩሳሌም፣ ወመጽኑ፣ ቤተስፋጌ፣ ጎበ፣ ደብረ፣  
ዘይት፣ ሶበሃ፣ ኢየሱስ፣ ፈነወ፣ ክልኤተ፣ አርዳኪሁ። እያለ ላቸው፣ ሂዱ ወደ  
መንደሩ ፊታችሁ፣ እና ወዲያውኑ አህያ የታሰረች እና ግልገል ከአርሲ ጋር  
ታገኛላችሁ፣ ፈትታችሁ አምጡልኝ። እና አንድ ሰው ለእናንተ የሚያወራ  
ነገር ቢኖር፣ እናንተ እንዲህ ትላላችሁ፣ እግዚአብሔር የእነርሱን ፍላጎት  
አለው፣ ወዲያውኑም ይልካቸዋል። ይህ ግን ሙሉ ሆኗል እንዲሞላ  
በነብይ የተነገረው እያለ፣ ንገሩ ለወለተ ጽዮን፣ እነሆ ንጉሥሽ ይመጣልሽ  
ትሑት፣ የተቀመጠም በአህያ ላይ እና በግልገል የተጋ እንስሳ ልጅ።

ደቀ መዛሙርቱ ሄደው እንደ ኢየሱስ ላዘዘቸው መሰረት አደረጉ።  
አህማረንና ግልገሉን አመጡ፣ የእነርሱን አልባሳት በላያቸው አኖሩ፣ እና  
በላያቸው ተቀመጡ። ታላቁ ሕዝብ ግን የራሳቸውን ልብሶች በመንገዱ  
ዘረጉ፣ ሌሎች ደግሞ ከዛፎቹ ቀርንጫፎችን ይቆርጡ ነበር እና  
በመንገዱ ይዘርጉ ነበር። ወአሙንቱ ደይን ሕዝብ አለ ይቀድሙ ወአለ  
ደተልዉ ይጸርቱ እንዘ ደብሉ፣ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ ቡሩክ ዘይመጽኦ  
በስመ እግዚአብሔር፣ ሆሳዕና በኦርያም።

ወእንዘ ደበውኦ ውስተ ኢየሩሳሌም፣ ተወዳዳሪ ኩሉ ሀገር እንዘ  
ትብል፣ መኑ ውኦቱ ዝንቱ። ሕዝቦቹ ግን እያሉ ነበር፣ ይህ ኢየሱስ ነቢዩ  
ከናዝሬት የጋሊላ ነው።

ወገባ ኢየሱስ ውስተ መቅደስ እግዚአብሔር፣ ወአውጽኦ ኩሎሙ እለ ይሸጡ ወእለ ይሣዩጡ ውስተ መቅደስ፣ ወማዕዶተ እለ ይለውጡ ብሩረ ዐረገ፣ ወመናብርተ እለ ይሸጡ ርግቡ። እና ይላቸዋል፡ ተጽፏል፣ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን እሱን የዘራፊዎቹ ዋሻ አደረጋችሁት።

ወመጡ ጎቤሁ ሕሙማን ወዕዉራን በመቅደስ ወፈወሰ ሎሙ። ሊቃነ ካህናትና ጸሐፍት ያደረጋቸውን ድንቆች እና በመቅደሱ ውስጥ ሆሳና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮሁትን ልጆች ባዩ ጊዜ ተቈጡ። እና አሉት፣ ትሰማለህን እነዚህ ምን እንደሚሉ? እርሱ ግን ኢየሱስ መለሰላቸው፣ አዎ፣ በፍጹም አላነበባችሁምን ከሐፃናት አፍ እና ከጡት ከሚጠቡ ምስጋናን አዘጋጃሁ? እና አሳልፎአቸው ከከተማው ውጭ ወደ ቤታንያ ወጣ እና እዚያ ተቀመጠ።

ግን በጠዋት ወደ ከተማው ሲመለስ ተራቡ። እና አንድ የበለስ ዛፍ በመንገድ ላይ አይቶ ወደ አሷ መጣ፣ እና በአሷ ላይ ከቅጠሎች በስተቀር ምንም አላገኘም፣ እና አሷን እንዲህ አላት፣ ከእንግዲህ ከአንተ ፍሬ ለዘላለም አይሁን። እና የበለስ ዛፍ ወዲያውኑ ደረቀች። ደቀ መዛሙርት ባዩ ጊዜ ደነቁ እንዲህ ብለው፣ እንዴት ነው በለስ ዛፍ ወዲያውኑ የደረቀው? መልስ ሰጥቶ ግን ኢየሱስ ላቸው አለ፣ አሜን እላችኋለሁ፣ እምነት ብታገኙ እና ካልተጠራጠራችሁ፣ የበለስ ዛፍን ብቻ አይደለም የምታደርጉት፣ ግን ለዚህ ተራራ እንኳን ብትሉት፣ ተነሳና ወደ ባሕር ውደቅ ይሆናል። እናም በጸሎት ውስጥ እያመናችሁ የምትጠይቁትን ሁሉ ትቀበላላችሁ።

እና ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ፣ ሲያስተምር የሐዘቡ ሊቃነ ካህናትና ሽማግሌዎቹ ወደ እርሱ መጥተው እንዲህ አሉት፣ እነዚህን ነገሮች በምን ባለሥልጣን ታደርጋለህ? ይህንም ባለሥልጣን ማን ሰጠህ? ተመልሶ ግን ኢየሱስ አላቸው፣ አጠይቃችኋለሁ እኔም አንድ ቃል፣ ዘአንተ ተሉኝ፣ እኔም እላችኋለሁ በምን ሥልጣን እነዚህን እንደሚደርግ? የዮሐንስ ጥምቀት ከየት ነበረ፣ ከሰማይ ወደስ ከሰዎች? እነርሱ ግን በራሳቸው ይመክሩ ነበር እያሉ፣ እንበል ከሰማይ እንላለን፣ ለእኛ ይላል፣ እንግዲህ ለምንድን ነው ለእርሱ አላመናችሁም? ግን እንበል ከሰዎች፣

እንፈራለን ሕዝቡን፤ ሁሉም ለዮሐንስን እንደ ነቢይ ያዙ። ወመለሱ ለኢየሱስ አሉ፤ አንናውቅም። አለላቸው እንዲሁም እርሱ፤ ወአንኳ እኔ አልልም ለእናንተ በምን ሥልጣን እነዚህን አደርጋለሁ።

ግን ለእናንተ ምን ይመስላል? አንድ ሰው ሁለት ልጆቹ ነበሩት፤ እና ወደ መጀመሪያው ቀርቦ አለው፤ ልጁ፤ ዛሬ ሂድና በወይን ማሳዬ ስራ። እርሱ ግን መልስ ሰጥቶ አልፏልግም አለ፤ በኋላ ግን ንስሐ ገብቶ ሄደ። እና ወደ ሁለተኛው ቀርቦ በተመሳሳይ ሁኔታ ተናገረ። እርሱ ግን መልስ ሰጥቶ፤ አኔ፤ ጌታዬ አለ፤ ነገር ግን አልሄደም። ማን ከእነዚያ ሁለት የአባቱን ፈቃድ አደረገ? ለእርሱ ይላሉ፤ መጀመሪያው። ኢየሱስ ለእነርሱ ይላል፤ አሜን እላቸዋለሁ፤ የታክስ ሰብሳቢዎች እና ሴተኛ አዳሪዎች ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ቀድመው ይገባሉ። ዮሐንስ በጽድቅ መንገድ ወደ እናንተ መጣ፤ እናንተ ግን አላመናችሁትም። ቀረጥ ሰብሳቢዎችና ሴቶች ግን አመኑበት። እናንተ ግን ካያችሁ በኋላም ተጸጸታችሁ እንዲታመኑት አላደረጋችሁም።

ሌላ ምሳሌ ስሙ። አንድ ሰው የቤት ጌታ ነበረ፤ እሱም የወይን ጓሮ ተከለ እና አጥር በዙሪያው አደረገ እና በውስጡ የወይን ማፍሰቂያ ቆፈረ እና ግንብ ሠራ፤ እና ለገበሬዎች አከራየው እና ተጓዘ። ግን ጊዜ ዘፍሬዎች ሲቀርብ፤ ባሪያዎቹን ወደ ገበሬዎቹ ላከ ፍሬዎቹን ለመውሰድ። እና ገበሬዎቹ ባሪያዎቹን ወስደው፤ አንዱን ደበደቡት፤ አንዱን ደግሞ ገደሉት፤ አንዱን ደግሞ በድንጋይ ወረወሩት። ደግሞ ሌሎች ባሪያዎችን ላከ፤ ከመጀመሪያዎቹ የበለጠ ብዙ፤ እና በተመሳሳይ ሁኔታ አደረጉላቸው። ኋላ ግን ወደ እነርሱ ልጁን ላከ እያለ፤ ልጁን ይፈራሉ። አዝራዕቲ ግን ርክዮም ለወልድ በሉ ውስተ ነፍሱም። ዝንቱ ውስቱ ወራሲ፤ ንዑ እንቅትሎ ወንሕዝ ርስቶ። ወአጎዙ እንተ አውጽኦም አፍኦ እምነ ወይን ወቀተልም። መቼ ስለዚህ የወይን ቦታው ጌታ ይመጣ፤ ለእነዚያ ገበሬዎች ምን ያደርጋል? ይላሉት፤ ክፉዎችን በክፉ ያጠፋቸዋል፤ እና የወይንን ቦታ ለሌሎች ገበሬዎች ይከራያል፤ እነዚያም ፍሬዎቹን በጊዜያቸው ይመልሱለታል። ኢየሱስ ይላቸዋል፤ በመጻሕፍት ውስጥ በፍፁም አላነበባችሁምን፤ ሰሪዎች የውደቁት ድንጋይ ይህ

የማዕዘን ራስ ሆነ፣ ደህ ከጌታ ሆነ፣ እና በአደኖቻቸን ውስጥ አስደናቂ ነው።

በዚህ ምክንያት አላቸኋለሁ፣ መንግሥተ አገዛዥነት ከአናንተ ትወስዳለህ እና ፍሬዎቹን ለሚያፈራ ሕዝብ ትሰጣለህ። እና በዚህ ድንጋይ ላይ የወደቀ ደስብራል፣ አርሱ በየትኛው ላይ ቢወድቅ ግን ያበታትነዋል። እና ሊቃነ ካህናትና ፈሪሳውያን ምሳሌዎቹን ሲሰሙ፣ ስለ እነርሱ እንደሚናገር ያወቁ። እና እሱን ለመያዝ እየፈለጉ ሕዝቡን ፈሩ፣ ምክንያቱም እንደ ነቢይ አድርገው ይቆጥሩት ነበር።

22

እና ኢየሱስ መልስ ሰጥቶ እንደገና በምሳሌዎቹ አያለ ላቸው አለ። የሰማያት፣ መንግሥት፣ ተመሳሳይ፣ ለንጉሥ፣ ሰው፣ ዘገባ፣ ሰርግ፣ ለወልዱ። እና የባሪያዎቹን ላክ የተጠሩትን ወደ ሰርጉ ለመጥራት፣ እና ለመምጣት አልፈለጉም። እንደገና ሌሎች ባሪያዎቹን ላክ አያለ፣ ንገሩ ለተጠሩት፣ እነሆ የኔን ምርጥ አዘጋጅሁ፣ የኔ በሬዎች እና ወፍራሞቹ ተረዝተዋል፣ እና ሁሉም ዝግጁ ነው፣ ኑ ወደ ሰርጉ። እነሆ ግን ዘዘለፉ ሐሩ፣ አሐዱ ውስተ ገራህቱ ባዕሉ፣ ወአሐዱ ውስተ ንግዱ፣ እነዚያ ቀሪዎች ደግሞ ባሪያዎቹን ከያዙ በኋላ አዋረዷቸው እና ገደሏቸው። ያ ንጉሥ ሰምቶ ተቈጣ፣ እና ሠራዊቶቹን ልኮ ያንን ገዳዮች አጠፋ እና ከተማቸውን አቃጠለ። ከዚያ ለአገልጋዮቹ ይላል፣ ጋብቻው ዝግጁ ነው፣ ግን የተጠሩት ብቁ አልነበሩም። ስለዚህ ወደ መንገዶቹ መውጫዎች ሂዱ፣ እና ምን ያህል ብታገኙ ወደ ጋብቻው ጥሩ። እና እነዚያ ባሪያዎች ወጥተው ወደ መንገዶቹ ሄደው፣ ያገኟቸውን ሁሉ፣ ክፉዎችንም መልካሞችንም ሰበሰቡ፣ እና ሰርጉ በተደገፉ ሰዎች ተሞላ። ንጉሡ የተደገፉትን ለማየት ገብቶ፣ እዚያ የጋብቻ ልብስ ያልለበሰ ሰው አየ። እና ይላል ለእርሱ፣ ወዳጅ፣ እንዴት ገባህ እዚህ ያለ የጋብቻ ልብስ? እርሱ ግን ተዘጋ። ከዚያ ንጉሡ ለአገልጋዮቹ አለ፣ አግሮቹንና አጃቹን ካሰሩ አንሱት እና ወደ ውጫዊው ጨለማ ጣሉት፣ እዚያ ማልቀስና የጥርስ ቀርቻ ይሆናል። ብዙዎች ጠርተው ናቸው፣ ግን ጥቂቶች የተመረጡ ናቸው።

ከዚያ ፈሪሳውያን ሄደው በቃል እንዲያጠምዱት ምክር ወሰዱ። እና ደቀ መዛሙርቶቻቸውን ከሄሮድያኖቹ ጋር ወደ አርሱ ይልካሉ እንዲህ ብለው፡ መምህር፣ እውነተኛ መሆንህን እናውቃለን እናም የእግዚአብሔርን መንገድ በእውነት እንደምታስተምር፣ እናም ስለ ማንም አይጨነቅህም፣ ምክንያቱም የሰዎችን ፊት አትመለከትም፣ ስለዚህ ንገረን፣ አንተ ምን ይመስልሃል፣ ግብር ለቁፍር መስጠት ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም፣ ኢየሱስ ግን ክፋታቸውን ያወቀ፤ ለምን እኔን ትፈትኑኛላቸው፤ መሣፍንት አለ። አሳፍኝ የግብር ሳንቲሙን። እነርሱም ዲናር አመጡለት። እና እንዲህ አላቸው፡ የማን ናት ይህቸ ምስል እና ይህቸ ጽሑፍ? ይላሉ ለእርሱ፣ የቁሣር ነው። ከዚያም ይላል ላቸው፡ ስጡ ግን የቁሣርን ለቁሣር እና የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር። ወሰሚዎም አንከሩ፣ ወጎደግዎ ሑሩ።

በዚያ ቀን ሳዱቃውያን ወደ አርሱ መጡ፣ እነዚያም ትንሣኤ የለም እያሉ የሚሉ ነበሩ፣ እና ጠየቁት። እያሉ፣ መምህር፣ ሙሴ እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው ልጆቹ ሳይኖሩት ቢሞት፣ ወንድሙ ሚስቱን ይውሰድ እና ለወንድሙ ዘር ያስነሳ። ግን ከእኛ ዘንድ ሰባት ወንድሞቹ ነበሩ፣ እና የመጀመሪያው ያገባ ሞተ፣ እና ዘር ስለሌለው ሚስቱን ለወንድሙ ተወ። በተመሳሳይ ሁለተኛውም ሦስተኛውም እስከ ሰባቱ ድረስ። ኋላ ግን ከሁሉ በኋላ ሴትም ሞተች። በትንሣኤ ግድን ከሰባቱ የማን ትሆናለች ሴቲቱ? ሁሉም ምክንያቱም አግብተዋታል። መልስ ሰጥቶ ግን ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ ትታለላላቸው፣ መጻሕፍትንም ሆነ የእግዚአብሔርን ኃይል ስለማታውቁ። በትንሣኤ ለ አይያገባሉም አይገባሉም ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ናቸው። ስለ ሙታን ትንሣኤ ግን፣ በእግዚአብሔር ለእናንተ የተነገረውን እያለ አላነበባችሁምን፣ እኔ እግዚአብሔር አብርሃም እና እግዚአብሔር ይስሐቅ እና እግዚአብሔር ያዕቆብ ነኝ፣ እግዚአብሔር የሙታን እግዚአብሔር አይደለም፣ ግን የሕያዋን ነው። እና ሕዝቦቹ ያዳመጡ ስለ ትምህርቱ ተደነቁ።

ፋሪሳውያን ግን ሳዱቃውያንን እንዳዘጋጋቸው ሰምተው በአንድነት ተሰብሰቡ። ወአንድ እምነ እሙንቱ ሕጋዊ ጠየቆ እንደ ይመክሮ ወይብል። ምህር፣ የትኛው ትእዛዝ ዐቢይ ነው በሕግ ውስጥ፣ ኢየሱስ

ግን እንዲህ አለው፣ ጌታ አምላክህን በሙሉ ልብህ፣ በሙሉ ነፍስህ እና በሙሉ አእምሮህ ውደድ። ይህ የመጀመሪያዎ እና ታላቋ ትእዛዝ ናት። ሁለተኛዎ ግን ለዚህ ተመሳሳይ ናት ፣ ጎረቤትህን እንደ ራስህ ትወደዋለህ ። በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት ላይ ሙሉው ሕግና ነቢያት ይሰቀላሉ።

ፈሪሳውያን ሲሰበሰቡ ግን ኢየሱስ ጠየቃቸው እያለ፣ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል፤ የማን ልጅ ነው፤ የዳዊት ደሉታል። ይላቸዋል፣ እንዴት ነው ግን ዳዊት በመንፈስ ጌታ ብሎ አርሱን የሚጠራው፣ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አለ፣ በየማኔ ተቀመጥ አስከ ጠላቶቼህን የእግርህ መረገጫ አስካደርግ ድረስ።

ከሆነ እንግዲህ ዳዊት ጌታ ብሎ ይጠራዋል፣ እንዴት ልጅ ይሆናል?

እና ማንም አልቻለም ቃል መመለስ ለእርሱ፣ ወይም አንድ ሰውም አልደፈረም ከዚያ ቀን ጀምሮ እርሱን ከእንግዲህ መጠየቅ።

23

በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለሕዝቡ እና ለደቀ መዛሙርቱ ተናገረ። እያለ፣ ጸሐፊዎቹና ፈሪሳውያን በሙሴ መቀመጫ ላይ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ሁሉ ለእናንተ እንዲጠብቁ የሚሉክቸሁ ብዙ ነገሮች ጠብቁ እና አድርጉ፣ ግን እንደ ስራዎቻቸው አትድረጉ፣ ለምክንያቱም ይላሉ እና አያደርጉም። ያስራሉ ለ ሸክሞቹ ከባድ እና ለመሸከም አስቸጋሪ እና ያስቀምጧቸዋል በሰዎች ትኩረት ላይ፣ ነገር ግን በራሳቸው ጣት እነርሱን ለማንቀሳቀስ አይፈልጉም። ሁሉንም ሥራዎቻቸውን ግን በሰዎች ለመታየት ያደርጋሉ። ፊላክተሪዎቻቸውን ያስፋፋሉ እና የልብሰቻቸውን ጠርዞች ያሳድጋሉ። ይወዳሉ ግን የክብር መንበርን በድግሶች ውስጥ እና የቀዳሚነት መንበራትን በምኩራባት ውስጥ። ወመሰላማትን በገበያዎች ውስጥ እና በሰዎች ረቢ ረቢ መጠራትን። አንተም ግን ረቢ አትባሉ፣ አንድ ብቻ ነው መምህራቸው ክርስቶስ፣ ሁላችሁም ወንድሞች ናችሁ። እና አባት አትጥሩ የእናንተን በምድር ላይ፣ አንድ ነው አባታችሁ፣ ያለው በሰማያት። ወአይሰመዩ መምህራን፤

እስመ አንድ ነው መምህርክሙ ክርስቶስ። ዐቢዩ በእናንተ መካከል የእናንተ አገልጋይ ይሆናል። ማንኛውም ግን እራሱን የሚያከብር ይዋረዳል፤ እና ማንኛውም እራሱን የሚያዋርድ ይከበራል።

ወይ ግን ለእናንተ ጸሐፍት እና ፈሪሳውያን ግብዝጃ፣ የመበለቶችን ቤቶች ስለምትበሉ እና በሰበብ ረጅም ጸሎት ስትጸልዩ፣ በዚህ ምክንያት የበለጠ ፍርድ ትወስዳላችሁ። ወይ ለክሙ፣ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ግብዝጃ፣ እስመ ትዘጉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ሰብእ፣ እንተሰ አኮ ትበውኩ፣ ወኢ እለ ይበውኩ ትፈቅዱ ለበዊእ። ወይ ለክሙ፣ ጸሐፍት፣ ወፈሪሳውያን፣ ግብረ፣ ሐሰት፣ እስመ፣ ትዘሩ፣ ባሕረ፣ ወዩብሰ፣ ለገቢር፣ አሐደ፣ ግዩረ፣ ወሶበ፣ ይከውን፣ ትገብርዎ፣ ወልደ፣ ገሃነም፣ ክልኤተ፣ እምኔክሙ። ወይ ለእናንተ መመሪያን ዕውራን፣ እለ ደብሉ፣ ዘይመልእ በቤተ መቅደስ ኢኮነ ምንተኒ፣ ዘይመልእ ግን በወርቅ ዘቤተ መቅደስ ደገብእ። ሞኞች እና ዕውሮች፣ ማን ታላቅ ነው፣ ወርቁ ወይስ ወርቁን የሚያቀድሰው መቅደሱ? እና ማን በመሠዊያው የሚምል ምንም አይደለም፣ ግን ማን በላዩ ባለው ስጦታ የሚምል ይገባል። ሞኞች እና ዕውሮች፣ ምን ይበልጣል፣ ስጦታው ወይስ ስጦታውን የሚያቀድሰው መሠዊያው፣ ስለዚህ በመሠዊያው የሐለፈ ሰው በእርሱ እና በላዩ ባሉ ሁሉ ይሐልፋል። ወዘመሐለ፣ በቤተ፣ መቅደስ፣ ይመሐል፣ በውስቴ፣ ወበዘጎደረ፣ ውስቴ፣ እና ዘመሐለ በሰማይ ይመሐል በመንበረ እግዚአብሔር እና በዘይነብር ላዕሌሁ። ወይ ለክሙ፣ ጸሐፍት እና ፈሪሳውያን ግብዝጃ፣ እስመ ታሰረክቡ ናዕናዕ እና ሸብት እና ካሙን፣ እና አጎድክሙ ዘከበደ ዘሐጎ፣ ፍትሕ እና ምሕረት እና እምነት። እሉ ግን ነበረ ለግበር እና እሉኒ ኢትጎድጎ። መመሪያዎች ዕውሮች፣ እነዚያ ትንቹን የሚያጣሩ፣ ግመሉን ግን የሚውጡ። ወዩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ግብረ መልዕልት፣ እስመ ታነጽሉ ዘአፍክ ዘእስክርጌት ወዘመድጎን፣ ዘውስጥ ግን ምሉክን እምዘመት ወእምበደል። ዕውር ፈሪሳዊ፣ መጀመሪያ የጽዋውን እና የሳህኑን ውስጥ አጽዳ፣ ውጭም ንጹህ እንዲሆን። ወይ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መራደያን፣ እስመ ትመስሉ መቃብረ ዘተቀብክ በጸዓዳ፣ እለ እምአፍክ ይስተርኢ ሠናይ፣ ወእምውስጥ ደግሞ ይመልኩ አዕጽምተ ሙታን ወኩሎ ርኩስ። በዚህ መንገድ እናንተም ከውጭ ለሰዎች ጻድቃን ትመስላላችሁ፣ ከውስጥ ግን

በግብዝነት እና በሕግ አልበኝነት ሙሉዎቻችን ናቸው። ወይ ለእነተ፣ ጸሐፍት እና ፈሪሳውያን ግብዝ፣ እስመ ትሰርዩ መቃብረ ነቢያት እና ታስዋቡ መቃብረ ጻድቃን። እናም እናንተ ትላላቸው፣ እኛ በአባቶቻችን ዘመን ቢኖር ነበር፣ በነቢያት ደም ውስጥ አጋርቻቸው አንሆንም ነበር። እንግዲህ ለራሳችሁ ምስክር ትሆናላችሁ፣ ምክንያቱም የነቢያትን ለገደሉት ልጆቻችሁ። እናንተም የአባቶቻችሁን መለኪያ ሙሉ አድርጉ። እባቦቹ፣ የእፍኝ ዘሮቹ፣ እንዴት ትሸሹ ከገሃነም ፍርድ? በዚህ ምክንያት እነሆ እኔ ወደ እናንተ ነቢያትን፣ ጥበቦቻችን እና ጸሐፊዎቻችን አልካለሁ፤ ከእነርሱም ትገድላላችሁ እና ትሰቅላላችሁ፤ ከእነርሱም በምኩራቦቻችሁ ውስጥ ትገርፋላችሁ እና ከከተማ ወደ ከተማ ታሳድዳላችሁ። ስለዚህ ደመጣ ላይ አችሁ ሁሉ ደመ ጻድቃን እየፈሰሰ ላይ ምድር፣ ከደመ አቤል ጻድቅ አስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በረከያ፣ ዘገደላችሁት በመካከለ መቅደስ ወመሠዊያ። አሜን አላችኋለሁ፣ እነዚህ ሁሉ በዚህ ትውልድ ላይ ደመጣሉ። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም፣ እርስዋ ነቢያትን እየገደለች እና ወደ እርስዋ የተላኩትን በድንጋይ እየወረወረች፣ ስንት ጊዜ ፈለግሁ ልጆቻችን ለመሰብሰብ በዚያ መንገድ ዶሮ ጫጩቶቻችን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበሰቡ፣ እና አልፈለጋችሁም። ጥሪ፣ ቤታችሁ ባዶ ሆኖ ለእናንተ ደተዋል። አላለሁ ለእናንተ፣ በፍጹም እኔን አታዩም ከአሁን ጀምሮ እስከ ትሉ፣ ተባረከ የሚመጣው በስመ ጌታ።

24

እናም ኢየሱስ ከቤተ መቅደሱ ወጥቶ ሲሄድ፣ ደቀ መዛሙርቱ የቤተ መቅደሱን ሕንፃዎቻችን ለማሳየት ወደ እርሱ መጡ። ሆኖም ኢየሱስ አላቸው ወደ እነርሱ፣ አይደለም ታያላችሁ እነዚህ ሁሉ፣ አሜን አላለሁ ወደ እናንተ፣ አይደለም አይደለም ደተዋል እዚህ ድንጋይ ላይ ድንጋይ፣ ማን አይደለም ደፈርሳል። በወይራ ተራራ ላይ ተቀምጦ እያለ፣ ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ወደ እርሱ መጥተው እንዲህ አሉት፣ እነዚህ ነገሮች መቼ ይሆናሉ፣ የእናንተ መምጣት እና የዘመኑ ፍጻሜ ምልክት ምንድን ነው፣ ወመልሰ ኢየሱስ አለሎሙ። ርአዩ ከመ ኢያስሕትክሙ ምንተኒ። ብዙዎቻችን በስሜ ላይ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ደመጣሉ፣ እና

ብዙዎቻችን ያሳስታሉ። ትሰማላቸው ግን ስለ ጦርነቶቻችን እና ስለ ጦርነቶቻችን ዜናዎቻችን ተመልክቱ አትደነግጡ፤ ሁሉም መሆን አለባቸው፤ ግን መጨረሻው ገና አልመጣም። ይነሳል ለ ሕዝብ በሕዝብ ላይ እና መንግሥት በመንግሥት ላይ፤ እና ረሃቦች እና ወረርሽኞች እና የመሬት መንቀጥቀጦች በተለያዩ ቦታዎች ይሆናሉ። ሁሉም እነዚህ ግን የወለድ ምጥ መጀመሪያ ናቸው። ከዚያ ይሰጧቸዋል ወደ መከራ እና ይገድሏቸዋል፤ እናም ተጠላላቸው በሁሉም አሕዛብ በስሜ ምክንያት። እና ከዚያ ብዙዎቻችን ይሰናከላሉ፤ እና እርስ በርሳቸው ያስረከባሉ፤ እና እርስ በርሳቸው ይጠላሉ። ውብዙኃን፣ ነቢያት፣ ሐሰት፣ ደትነሥኑ፣ ወያሌሕት፣ ብዙኃን። እናም ሕገ-ወጥነት በመባዛቱ ምክንያት የብዙዎቻችን ፍቅር ትቀዘቅዛለች። ዘተጸገዐ፣ እስከ፣ ፍጻሜ፣ ውክት፣ ደኑሳን። ወደሰበክ፣ ዝንቱ፣ ወንጌል፣ ዘመንግሥት፣ በኩሉ፣ ዓለም፣ ለምስክርነት፣ ለኩሎሙ፣ አሕዛብ፣ ወእምዝ፣ ይመጽኑ፣ ፍጻሜ። ስለዚህ መቼ የጥፋት አስጸያፊ ነገር በነቢዩ ዳንኤል የተነገረውን በቅዱስ ቦታ ቆሞ ሲያዩ፣ ያነበው ደረዳ። ከዚያ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራሮች ይሸሹ፤ ዘሀሎ ዲቦ ጸፍሎ አይውረድ ለአንሥኦ እምቤቱ። እና በመስክ ውስጥ ያለው ልብሱን ለማንሳት ወደ ኋላ አይመለስ። ወይ ግን ለእነዚያ በማሳፀግ ያላቸው እና ለእነዚያ ላሕፃናት ጡት የሚያጠቡ በእነዚያ ቀናት። ግን ጸልዩ እንዲሁ ስደታቸው በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን። ከዚያ ታላቅ መከራ ይሆናል፤ እንደዚህ አይነት ከዓለም መጀመሪያ እስከ አሁን ድረስ ያልሆነ እና በፍፁም የማይሆን። እና እነዚያ ቀናት ባልተቀነሱ ኖሮ፣ ሁሉ ሥጋ አይድንም ነበር፤ ግን በእነዚያ የተመረጡ ምክንያት እነዚያ ቀናት ይቀነሳሉ። ከዚያ እንደ ማንም ለእናንተ ቢል፣ እነሆ እዚህ ክርስቶስ ነው ወይም እዚህ፣ አታምኑ። ምክንያቱም ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ፤ እናም ታላላቅ ምልክቶችንና ድንቆችን ይሰጣሉ፤ ይቻል እንደሆነ የተመረጡትንም እንኳን ለማስገረም። ተመልከቱ፣ አስቀድሜ ነግራላችኋለሁ። እንደሆነ ስለዚህ ለእናንተ ቢሉ፣ እነሆ በምድረ በዳ ነው፣ አትውጡ፤ እነሆ በመጋዘኖች ነው፣ አታምኑ። ልክ እንደ ብርሃን ከምሥራቅ እንደምትወጣ እና እስከ ምዕራብ እንደምትታይ፣ እንደዚህ የሰው ልጅ መገኘት ይሆናል። ወደ ለ አስከሬኑ የሆነበት፣ እዚያ ይሰበሰባሉ ንስሮቹ።

ወዲያውኑ ግን ከእነዚያ ቀናት መከራ በኋላ ፀሐይ ደጨልማል፤  
ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፤ ከዋክብትም ከሰማይ ደወድቃሉ፤  
የሰማያትም ኃይላት ደናወጣሉ።

እና ከዚያ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፤ እና ከዚያ የምድር  
ነገዶች ሁሉ ያዘኑ እና የሰው ልጅ በሰማይ ደመናዎች ላይ በብዙ ኃይል  
እና ክብር መጨ ያያሉ። እና መልእክተኞቹን በታላቅ የመለከት ድምፅ  
ይልካል፤ እና ምርጫቸውን ከአራቱ ነፋሳት፤ ከሰማያት ጫፎች አስከ  
ጫፎቻቸው ድረስ ይሰበስባሉ። ከበለስ ዛፍ ምሳሌውን ተማሩ። መቼ  
ቅርንጫፉ ድሮ ለስላሳ ይሆን እና ቅጠሎቹ ያበቅሉ፤ ክረምት ቅርብ  
መሆኑን ታውቃላችሁ። በዚህም እናንተ እነዚህን ሁሉ በምታዩበት ጊዜ፤  
በበሮች ላይ ቅርብ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አሜን አላለሁ ለእናንተ፤ አይ  
ያልፍ ይህ ትውልድ እስከ እነዚህ ሁሉ እስኪሆኑ። ሰማይና ምድር  
ያልፋሉ፤ ነገር ግን ቃላቶቹ በፍፁም አይሸረረሩም። ስለ ያ ቀን እና ሰዓት ግን  
ማንም አያውቅም፤ የሰማያት መላእክትም አያውቁም፤ ከአባቴ ብቻ  
በስተቀር። ልክ እንደ መዋዕለ ኖላ፤ እንደዚህ ይሆናል መገኘተ ወልደ  
ሰው። ልክ እንደ ነበሩ በውሎ በፊት ባሉት ቀናት ውስጥ እየበሉና  
እየጠጡ፤ እየተጋቡና እያገቡ፤ እስከ ኖላ ወደ መርከብ የገባበት ቀን  
ድረስ፤ ወአልያወቁም እስከ መጽሐፍ ዐቢይ ውሕዘት ወነሣ ኩሎሙ፤  
ከማሁ ይከውን ወመምጽአተ ወልደ አጋለ አመሐንዳሙ። ከዚያ ሁለት  
በሜዳ ውስጥ ይሆናሉ፤ አንዱ ደወሰዳል እና አንዱ ይተዋል። ሁለት  
ሴቶች በወፍጮ ውስጥ እየፈጩ ሳሉ፤ አንዲት ትወሰዳለች እና አንዲት  
ትተዋለች። ተጠንቀቁ እንግዲህ፤ ምክንያቱም ጌታችሁ በምን ሰዓት  
እንደሚመጣ አታውቁም። ያንን ግን ታውቃላችሁ፤ ምክንያቱም የቤቱ  
ጌታ ሌባው በየትኛው ጥበቃ እንደሚመጣ ቢያውቅ ኖሮ፤ ደጠብቅ ነበር  
እና ቤቱን እንዲሰበር አይፈቅድም ነበር። በዚህ ምክንያት እናንተም  
ዝግጁ ሁኑ፤ ምክንያቱም በማታስቡት ሰዓት የሰው ልጅ ይመጣል።

ማን ነው ያ የታማኝ ባሪያ እና ጥበበኛ፤ ጌታው በአገልግሎቱ ላይ  
የሾመው ምግብ በጊዜው ለመስጠት ላቸው? ብፁዕ ውክቱ ባርያ ዝያ።  
ዘግብሎ መጸኑ ይረክቦ እንዳገበረ ከምዚ። አማን አላችኋለሁ፤ በእርሱ  
ሁሉ ንብረቶች ላይ እርሱን ይሾመዋል። ግን እንደ ያ መጥፎ ባሪያ በልቡ

ውስጥ ቢል፡ ጌታዬ ለመምጣት ይዘገያል፤ እና የራሱን ባሪያ ባልደረቦቹ መምታት ይጀምር፤ ከሰካሮቹ ጋር ይበላ እና ይጠጣ፤ ያ ባሪያ የማይጠብቀውና የማያውቀው በቀንና በሰዓት ጌታው ይመጣል። እና በሁለት ደቆርጠዋል፡ ክፍሉን ከተዋናዮቹ ጋር ይሰጠዋል፤ እዚያ ማልቀስና የጥርስ ማፋጨት ይሆናል።

25

ከዚያ የሰማያት መንግሥት በአሥር ድንግሎቹ ይመሰላል፤ እነዚያም መብራቶቻቸውን ወስደው ሙሽራውን ለመገናኘት ወጡ። ከእነርሱ አምስት ጥበበኞች ነበሩ እና አምስቱ ሞኞች ነበሩ። እነዚያ ሞኞች የራሳቸውን መብራቶች ወስደው፤ ከራሳቸው ጋር ዘይት አልወሰዱም። እቶም ጥበበኛታት ግን ዘይቲ ወሰዱ በመሳርያታቸውም ምስ መብራህቶም። ዘይዘገየ ግን መርዓዊ ተንቀላፋዋ ኩላን ወነማዋ። በመካከለኛ ሌሊት ግን ጩኸት ሆኗል፤ እነሆ ሙሽራው ይመጣል፤ ለመገናኘቱ ወጡ። ከዚያ እነዚያ ድንግሎቹ ሁሉ ተነሱና መብራቶቻቸውን አስዋቡ። እነዚያ ሞኞች ግን ለእነዚያ ጥበበኞች አሉ፤ ከዘይታቸው ስጡን፤ ምክንያቱም መብራቶቻቸውን እየጠፉ ናቸው። መለሱ ግን እነዚያ ጥበበኞች እንዲህ ብለው፤ ምናልባት ለእኛም ለእናንተም አይበቃም፤ ይልቁን ወደ ሻጮቹ ሂዱና ለራሳችሁ ግዙ። ሲሄዱ ግን እነርሱ ለመግዛት፤ መጣ ሙሽራው እና ዝግጁዎቹ ገቡ ከእርሱ ጋር ወደ ሰርጉ፤ እና ተዘጋ በሩ። ኋላ ግን ቀሪዎቹ ድንግሎቹ መጥተው አያሉ፤ ጌታ ጌታ፤ ለእኛ ክፈት። ሆኖም መልስ ሰጥቶ እንዲህ አለ፡ አሜን አላችኋለሁ፤ አላውቃችሁም። ተጠንቀቁ እንግዲህ፤ ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚመጣበትን ቀን ወይም ሰዓት አታውቁም።

ልክ እንደ አንድ ሰው በመገዛ ላይ እያለ የራሱን ባሪያዎቹ ጠራ እና ንብረቶቹን አስረከባቸው እና ለአንድ አምስት ታላንት ሰጠ፤ ለአንድ ሁለት፤ ለአንድ አንድ፤ ለእያንዳንዱ እንደ ራሱ ኃይል፤ እና ወዲያውኑ ተገዘ። ሄዱ ግን እርሱ አምስቱን ታላንቶች ወስዶ በእነርሱ ሠራ እና ሌሎች አምስት ታላንቶችን አደረገ። በተመሳሳይ ሁኔታ፡ እና፡ ዘ፡ ዘ፡ ክልኤ፡ አትርፈ፡ እና፡ ውእቱ፡ ካልክ፡ ክልኤ፡ ሆኖም፡ ግን፡ ዘ፡ አንድ፡ ወሲዱ፡ ሄዶ፡ ቆፈረ፡

ውስተ፡ምድር፡ወጎብክ፡ብረረ፡እግዚአብሔር፡፡ ከብዙ ጊዜ በኋላ የእነዚያ ባሪያዎች ጌታ መጥቶ ከእነርሱ ጋር ሂሴብ ያስተካክላል፡፡ ወመጽአ ዘአጎዘ ጎምስተ ታላንታተ፡ አምጽአ አጎረዳ ጎምስተ ታላንታተ እንዘ ይብል፡ እግዚአብሔር፡ ጎምስተ ታላንታተ ለኢ አግበእኩ፡ ርአይ፡ አጎረዳ ጎምስተ ታላንታተ ረሐብኩ ላዕሌሆሙ፡፡ ጌታው እንዲህ አለው፡ መልካም ነው፣ መልካም እና ታማኝ ባሪያ፤ በጥቂት ነገሮች ላይ ታማኝ ነበርክ፤ በብዙ ነገሮች ላይ እሾምሃለሁ፤ ወደ ጌታህ ደስታ ግባ፡፡ ቀርቦ ግን ሁለቱን ታላንት የወሰደው አለ፤ ጌታ፣ ሁለት ታላንት ለእኔ አስረከብክ፤ እይ ሌሎች ሁለት ታላንት በእነርሱ ላይ አተረፍኩ፡፡ ጌታው እንዲህ አለው፡ መልካም ነው፣ መልካም እና ታማኝ ባሪያ፤ በጥቂት ላይ ታማኝ ነበርክ፤ በብዙ ላይ እሾምሃለሁ፤ ወደ ጌታህ ደስታ ግባ፡፡ ቀርቦ ግን እና እሱ አንድ ታላንት የወሰደው አለ፤ ጌታ፣ አውቅሃለሁ አንተ ጠንካራ ሰው መሆንህን፣ ያልዘራህበት ቦታ እየሰበሰብህ እና ያልበተንክበት ቦታ እየሰበሰብህ፤ እና ፈርቼ ሄደሁ ያንተን ታላንት በምድር ደበቅሁ፡፡ እነሆ ያንተን አለሁ፡፡ ጌታው ምላሽ ሰጥቶ እንዲህ አለው፡ ክፉና ሰነፍ ባሪያ፣ እኔ ያልዘራህበት ቦታ እንደምሰበሰብ እና ያልበተንኩበት ቦታ እንደምሰበሰብ ታውቅ ነበር፡፡ አስፈላጊ ነበረ ስለዚህ አንተ ብሬን ለባንኮኞች ልትጥል፣ እና መጥቼ እኔ የእኔን ከወለድ ጋር ተቀብያለሁ ነበር፡፡ ውሰዱ እንግዲህ እምኔሁ ዘተለንተ ወሀብም ለዘይነብር ዘዐሥራተ ተለንተ፡፡ እስመ፡ ለዘ፡ ደዌሳዝ፡ ኩሉ፡ ይሁብ፡ ወይብዛሳ፡ ወእምኔሁ፡ ለዘ፡ ኢደዌሳዝ፡ ዘደዌሳዝኒ፡ ደትነሣእ፡ እምኔሁ፡፡ እናም ዘኢደጠቀመ ባርያን ወደ ውጫዊው ጨለማ አውጡት፤ በዚያም ማልቀስና የጥርስ ምንጭራጭ ይሆናል፡፡

ጊዜ ግን ወልደ ሰብ በክብሩ ይመጣ እና ኩሎሙ ቅዱሳን መላእክት ምስሌሁ ፣ ጊዜያት በክብሩ መንበር ላዕለ ይነብር ፡፡ እናም ሁሉም ብሔሮች በፊቱ ደሰበሰባሉ፣ እናም እንደ መንጋ ጠባቂው በጎችን ከፍየሎች እንደሚለይ እርሱም እነርሱን እርስ በርሳቅው ይለያቸዋል፡፡ ወያቆማል በጎችን በቀኝ እርሱ፣ ፍየሎችን ግን በግራ፡፡ ከዚያ ንጉሠ ለቀኝ እጁ ላይ ላሉት ይለል፣ ኑ የአባቴ የተባረካቸው፣ ከዓለም መሠረት ጀምሮ የተዘጋጀላቸውን መንግሥት ውረሱ፡፡ ረሃብኩ ለ፣ እናም ለመብላት ሰጣቸውኝ፣ ጠመሁ፣ እናም አጠጣቸውኝ፣ እንግዳ ነበርኩ፣ እናም ተቀበላቸውኝ፡፡ ራቁት ነበርኩ፣ አለበሱኝም፤ ታመምኩ፣

ጎበኙኝም፤ በእስር ቤት ነበርኩ፤ ወደ እኔም መጣቸው። ከዚያ ጻድቃን ይመልሱለት እንዲህ ብለው፡ ጌታ፣ መቼ አንተን ራብ አይተንህ መገብንህ፤ ወይም ጠምተህ አጠጣንህ? መቼ ደግሞ አንተን እንግዳ አድርገን አየንህ እና ተቀበልንህ፤ ወይስ ዐራቁት አድርገን አየንህ እና አለበስንህ? መቼ ግን አንተን ደካማ ወይም በእስር ቤት አየንህ፤ እና ወደ አንተ መጣን? እናም ንጉሡ መልስ ሰጥቶ እንዲህ ይላቸዋል፤ አሜን እላቸዳለሁ፤ ከእነዚህ ትንንሽ ወንድሞቼ አንዱን ምን ያህል ያደረጋቸውት፤ እኔ አደረጋቸውት። ከዚያ ለግራ በኩል ላሉት ይላል፤ ከእኔ ሂዱ እናንተ የተረገማቸው፤ ወደ ዘላለማዊው አሳት የተዘጋጀው ለዲያብሎስ እና ለመላእክቱ። ረብኝ ለ፣ እና ለመብላት አልሰጣቸውኝም፤ ጠመኝ፤ እና ለመጠጣት አልሰጣቸውኝም። ባዕድ ነበርኩ፤ እና አላስተናገዳቸውኝም፤ ራቁት ነበርኩ፤ እና አላለበሳቸውኝም፤ ደካማ ነበርኩ እና በእስር ቤት ነበርኩ፤ እና አልጎበኛቸውኝም። ከዚያ ይመልሱለታል እነርሱም እንዲህ ብለው፡ ጌታ ሆይ፣ መቼ ነው አንተን ራቡን ወይም ጠማን ወይም እንግዳን ወይም ራቁትን ወይም ደካማን ወይም በእስር ቤት ያየንህ፤ እና አልተገለገልንህም? ከዚያ ይመልሳል ወደ እነርሱ እያለ፡ አሜን እላለሁ ወደ እናንተ፡ ምን ያህል ላይ አልሰራቸውም ወደ አንድ እነዚህ ከ ትንንሹ፡ ወይም ወደ እኔ አልሰራቸውም። ወእነዚህም፡ ወደ፡ ዘላለም፡ ቅጣት፡ ይሄዳሉ፤ እነዚያ፡ ጻድቃን፡ ግን፡ ወደ፡ ዘላለም፡ ሕይወት፡ ይሄዳሉ።

26

እና ሆነ እንደ ኢየሱስ እነዚህን ሁሉ ቃላት ሲጨርስ ለደቀ መዛሙርቱ አለ ታውቁ ከመ እምድላረ ክልኤቱ መዋዕል ፋሲካ ይከውን፤ ወወልደ ሰብእ ይሰጠው ከመ ይሰቀል። ከዚያ የካህናት አለቆቹ፤ የጸሐፊዎቹ እና የሕዝቡ ሽማግሌዎቹ ቀያፋ ወደሚባለው የካህናት አለቃ ግቢ ተሰብሰቡ። እና ተማከሩ እንዲሁም የኢየሱስን በማጭበርበር ይይዙት እና ይግደሉት። ይላሉ ነበር ግን፤ በበዓሉ ላይ አይሁን፤ በሕዝቡ መካከል ብጥብጥ እንዳይፈጠር።

ኢየሱስ ግን ካብ ቤታንያ ካብ ቤት ናይቲ ለምጻም ስምዖን ከሎ፣ ወደ እርሱ እንዲት ሴት ቀረበቹ፤ በጣም ውድ የሆነ የቅባት የአላባስተር

ጠርሙስ ደዛ፤ እና እርሱ ተደግፎ አያለ በራሱ ላይ አፈሰሰች። ባዩ ግን የእርሱ ደቀ መዛሙርት ተቈጥሎ እያሉ፣ ይህ ውድመት ለምን ነው? ይህ ዘይት በብዙ ገንዘብ ተሸጦ ለድሆች መሰጠት ይቻል ነበረ። ኢየሱስ ግን ያወቀ እና ላቸው አለ፣ ለምን ለዚህ ሴት መከራ ታደርጋላችሁ? ለእኔ ጥሩ ሥራ ሠርታላችኛ። ድሆችን ለሁልጊዜ ከአናንተ ጋር ታገኛላችሁ፣ እኔን ግን ለሁልጊዜ አታገኙም። ይህን ዘይቱን በአካሌ ላይ ስላፈሰሰች፣ ለመቅበሌ አደረገች። አማን እላለሁ ለአናንተ፣ የት እንደሆነ ቢሆን ይህ ወንጌል በዓለም ሙሉ ይሰበካል፣ የአደረገችው ይህን ለመታሰቢያዎ ይነገራል።

ከዚያ አንድ ከአስራ ሁለቱ የሚባለው ይሁዳ አስቀርኖጥ ሄዶ ወደ ሊቃነ ካህናት አለ፣ ምን ትፈልጋላችሁ ለእኔ ለመስጠት፣ እና እኔ እርሱን ለአናንተ አሰጣችኋለሁ? እነዚያ ግን ለእርሱ ሰላሳ ብር ቆሙ። ወእምድሳረ፣ ሰበ፣ ጎሠሠ፣ አጋጣሚ፣ ከመ፣ ያግብኦ።

በመጀመሪያው የፈጣሪ እንጂራ ቀን ደቀ መዛሙርት ወደ ኢየሱስ መጥተው እንዲህ አሉት፣ የት እንዘጋጅልህ ፋሲካን ለመብላት ትፈልጋለህ? እርሱ ግን አለ፣ ሂዱ ወደ ከተማይቱ ወደ ያ ሰው እና በሉት፣ መምህሩ እንዲህ ይላል፣ ጊዜዬ ቅርብ ነው፣ ዘንድህ ፋሲካውን አደርጋለሁ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር። ወደቀ መዛሙርትህ አደረጉ እንደ አዘዘሎሙ ኢየሱስ፣ ወአዘጋጁ ፋሲካ። ምሽት ሲሆን ከአስራ ሁለቱ ጋር ተደገፈ። እና እየበሉ ሳሉ አለ፣ አሜን እላችኋለሁ አንድ ከአናንተ ይሸጠኛል። እና በጣም እየተጨነቁ እያንዳንዳቸው ለእርሱ መናገር ጀመሩ፣ እኔ አይደለሁምን ጌታዬ? ሆኖም መልስ ሰጥቶ እንዲህ አለ፣ ያ ምስሌየ በሳህኑ ውስጥ እጁን የጠመቀው፣ ይህ ነው እኔን የሚያሳልመኝ። የሰው ልጅ እንደተጻፈ ስለእሱ ይሄዳል፣ ወኖ ግን ለዚያ ሰው በእርሱ የሰው ልጅ የሚሰጥ፣ መልካም ነበር ለእሱ ያ ሰው ባይወለድ። ምላሽ ሰጥቶ ግን ይሁዳ እሱን የሚያስረክበው አለ፣ እኔ አይደለሁም፣ መምህር? ይላል ለእርሱ፣ አንተ አልክ። እነርሱ እየበሉ እንዳሉ ኢየሱስ ዳቦውን ወስዶ አመስግኖ ሰበረው፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሰጠ እና አለ፣ ውሰዱ ብሉ፣ ይህ የእኔ ሥጋ ነው። ወነሲኩ ዘጽዋዕ ወአመስገነ፣ ወሀቦሙ እንዘ ይብል፣ ስትዩ እምኔሁ ኩሎሙ። ይህ ደሜ

ነው የአዲሱ ኪዳን ስለ ብዙዎቹ የሚፈስ ለጎጠኦቻቸው ይቅርታ። አላለሁ ግን ለእናንተ ከአሁን ጀምሮ ከዚህ የወይን ፍሬ አስከፊ ዋና ድረስ አልጠጣም፤ ያንን በአባቴ መንግሥት ውስጥ ከእናንተ ጋር አዲስ ሆኖ አስክጠጣ ድረስ።

እና መዝሙር ዘምረው ወደ የዘይቶቹ ተራራ ወጡ። ከዚያም ኢየሱስ እንዲህ አላቸው። ሁሉ እናንተ በዚህ ሌሊት በእኔ ምክንያት ትሰናከላላችሁ፤ ለምክንያቱም ተጽፏል፤ አረኛውን አመታለሁ፤ እና የመንጋው በጎቹ ይበተናሉ።

ወእምድላረ ተንሣኤየ አቀድመክሙ ውስተ ገሊላ። መልስ ግን ጴጥሮስ አለው፤ እንተ ኩሉ በአንተ ይሰቀልሉ፤ አነ ግን በፍጹም አይሰቀልልም። ኢየሱስ ለእርሱ አለው፤ አሜን አላለሁ ለአንተ፤ በዚህ ሌሊት ዶሮ ከመጮሁ በፊት ሦስት ጊዜ ትክፈገፍለህ። ጴጥሮስ ለእርሱ ይላል፤ ከአንተ ጋር መሞት ቢያስፈልገኛም አንተን አልክድም። በተመሳሳይም ሁሉም ደቀ መዛሙርት ተናገሩ።

ከዚያ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ወደ ጌትሴማኔ የሚባል ቦታ መጣ፤ እና ለደቀ መዛሙርቱ፤ እኔ ከዚያ ሄጄ አስክጻልይ ድረስ እዚህ ተቀመጡ አላቸው። ወወሰደ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘዘብዴዎስ፤ ጆመረ ደሐዝን ወይጮነቅ። ከዚያ ኢየሱስ ይላቸዋል፤ ነፍሴ አስከ ሞት ድረስ በጣም ሀዘነኛ ነኝ፤ እዚህ ቆዩ እና ከእኔ ጋር ተጠንቀቁ። ወቀዲሙ፤ ትንሽ፤ ወደቀ፤ ላይ፤ ገጹ፤ እየጸለየ፤ ወእያለ፤ አባቴ፤ የኔ፤ ከሆነ፤ ይቻላል፤ ይለፍ፤ ከእኔ፤ ዘጽዋ፤ ይህ፤ ነገር፤ ግን፤ አይደለም፤ እንደ፤ እኔ፤ አፈልጋለሁ፤ ነገር፤ ግን፤ እንደ፤ አንተ። ወይመጣ ወደ ደቀ መዛሙርት ወያገኛቸው እንዳሉ፤ ወይላል ለጴጥሮስ፤ እንዲህ አልቻላችሁም አንድ ሰዓት ከእኔ ጋር ለመጠበቅ። ተጠንቀቁ እና ጸልዩ፤ ወደ ፊተና እንዳትገቡ፤ መንፈስ በእርግጥ ፈቃደኛ ነው፤ ሥጋ ግን ደካማ ነው። እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ሄዶ እንዲህ ብሎ ጸለየ፤ አባቴ፤ ይህ ዋንጫ ሳልጠጣው ከእኔ ማለፍ ካልቻለ፤ ፈቃድህ ይሁን። ወመጺኡ ረከበሙ ካልዕ ደቂሶሙ፤ አስመ አዕይንቲሆሙ ከበዳ። ወአቅቶሙ ሖረ እንከ ጸለየ በሣልስት ዘውኦቱ ቃለ ብሂሎ። ከዚያ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ እና እንዲህ አላቸው፤

ቀሪውን ትተኛላቸው እና ታርፋላቸው? እነሆ ሰዓቱ ቀርቧል እና የሰው ልጅ ወደ ኃጢአተኞች እጆች ይሰጣል። ተነሡ እንሂጁ፣ እነሆ እኔን የሚያሳልሙኝ ቀርቧል።

እና እርሱ እያወራ እንዳለ፣ እነሆ ይሁዳ አንዱ ከ አስራ ሁለቱ መጣ፣ እና ከ እርሱ ጋር ብዙ ሕዝብ ከ ሰይፎች እና እንጨቶች ጋር ከ ካህናት አለቆች እና ከ ሸማግሌዎች የ ሕዝቡ። ያ ግን አሳልፎ የሚሰጠው አሱን፣ ምልክት ሰጣቸው እያለ፣ የትኛውን አስቀስ፣ አሱ ነው፣ ያዙት። እና ወዲያውኑ ወደ ኢየሱስ ቀርቦ፣ ሰላም ረቢ አለው፣ እና ሳመው። ውክቱ ግን ኢየሱስ ይቤሎ፡ ዘመዳቤ፡ ዲቦ ዘበአንተ ሀሎከ። ሰባ ማቀራረቢያ አድጎት እደባህሁ ዲቦ ኢየሱስ ወአጎዙ ሎቱ። ወእመ፡ አሐዱ፡ እምነሆሙ፡ ምስለ፡ ኢየሱስ፡ ዘዘርግ፡ እዳሁ፡ ነሠጠ፡ ሰይፈ፡ ዚአሁ፡ ወመቀጠ፡ ገብረ፡ ሊቀ፡ ካህናት፡ ወቀጠዐ፡ እዝኑ። ከዚያ ኢየሱስ ለእርሱ ይላል፣ ሰይፍህን ወደ ቦታው መልስ፣ ሰይፍ ያወሰዱ ሁሉ በሰይፍ ይሞታሉ። ወደስ አሁን አባቴን መጥራት እንደማልቸል ትመስላለህ ፣ እና ለእኔ ከአስራ ሁለት በላይ የመላእክት ሌጌዎኖችን ያቀርባል ። እንዴት ነው ስለዚህ እነዚያ መጻሕፍት የሚፈጸሙት እንደዚህ መሆን እንዳለበት? በዚያ ሰዓት ኢየሱስ ለሕዝቦቹ አለ፣ እንደ ዘራፊ ላይ ከሰይፎች እና እንጨቶች ወጥታቸው እኔን ለመያዝ፣ በየቀኑ ወደ እናንተ ተቀምጬ እያስተማርኩ በመቤት ነበር፣ እና አላዛቸውኝም። ይህ ግን ሁሉ ሆነ እንዲሞሉ ጽሑፋት ነቢያት። ከዚያ ደቀ መዛሙርት ሁሉ ትተው እርሱን ሸሹ።

እነዚያ ግን የኢየሱስን ያሸነፉት ወደ ቀያፋ ሊቀ ካህን መረት፣ የጸሐፊዎቹና የሸማግሌዎቹ የተሰበሰቡበት። ፔጥሮስ ግን ከርቀት ተከተለው እስከ ዐቢይ ካህን ግቢ፣ እና ገብቶ ውስጥ ከረዳቶች ጋር ተቀመጠ መጨረሻውን ለማየት። ሊቃነ ካህናትና ሸማግሌዎችና ምክር ቤቱ ሁሉ በኢየሱስ ላይ ሐሰተኛ ምስክርነት ይፈልጉ ነበር እንዲገድሉት። ወአይረከቡ፣ ወብዙታን ሐሰተኛ ምስክራን ቀሪሰሙ፡ አይረከቡ። ድጎረ ደግሞ ቀሪሰሙ ክልኤቱ ሐሰተኛ ምስክራን። አልኩ፣ ይህ አለ፣ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ማፍረስ እና በሦስት ቀናት ልሠራው እችላለሁ። ወተንሥኦ ሊቀ ካህናት ይቤሎ፣ ኢምንተኒ ትመደጥ፣ ምንተ

እሙንቱ ዲቤክ ይመሰክሩ። ሆኖም ኢየሱስ ዝም አለ። እና ሊቀ ካህናቱ መልስ ሰጥቶ አለው ለእርሱ። በሕያው አምላክ እምላላሁ ለእኛ ትንገረን አንተ ክርስቶስ የአምላክ ልጅ ከሆንክ። ኢየሱስ ለእርሱ ይላል፤ አንተ አልክ፤ ነገር ግን ለእናንተ አላለሁ። ከአሁን ጀምሮ የሰውን ልጅ በታይል ቀኝ ተቀምጦ እና በሰማይ ደመናዎች ላይ መጥቶ ትመለከታላችሁ። ከዚያ ዐቢይ ካህን አልባሳቱን ቀደደ እንዲህ እያለ፡ አስመለከተ፤ ለምን ገና ምስክሮች እንፈልጋለን? ተመልከቱ አሁን ስድቡን ሰማችሁ። ምን ይመስላችኋል? እነሱም መልስ ሰጥተው፤ የሞት ጥፋተኛ ነው አሉ። ከዚያ ተፈቱ ውስተ ገዱ ወቀጠፍዎ፤ እሙንቱ ኒ ሰቀጥዎ። እያሉ፤ ትንቢት አድርገልን፤ ክርስቶስ፤ ማን ነው የመታህ?

ጴጥሮስ ደግሞ ወጪ በግቢው ተቀምጦ ነበር፤ እና አንዲት ገረድ ወደ እርሱ ቀረበች እያለች፤ አንተም ከገሊላዊው ኢየሱስ ጋር ነበርክ። እርሱ ግን በሁሉም ፊት ካደ እንዲህ ብሎ፤ ምን እንደምትል አላውቅም። ወዲሁ፡-ከዚያሁ-ውስተ-ኖሳት-ርእየቶ-ከዚያሁ-ካልአት፡ ወትብሎሙ-ህየ-ወዘኒ-ሀሎ-ምስለ-ኢየሱስ-ናዝራዊ። እና እንደገና በመሐላ ካደ፤ ያንን ሰው አላውቀውም። ከትንሽ ቆይታ በኋላ የቆሙት ቀርበው ለጴጥሮስ አሉት፤ በእውነት አንተም ከእነርሱ ነህ፤ ምክንያቱም የአንተ ንግግር ግልጽ አድርጎ ያሳያል። ከዚያ ጸመረ ለማስረገም እና ለመምሰል፤ አላውቀውም ያንን ሰው። እና ወዲያውኑ ዶሮ ጮኹ። እና ጴጥሮስ የኢየሱስን ቃል አስታወሰ፤ ዶሮ ከመጮሁ በፊት ሦስት ጊዜ ትክክል ለህ ብሎት የነበረውን፤ እና ወደ ውጭ ወጥቶ በምሬት አለቀሰ።

ጠዋት ሲደርስ፤ የካህናት አለቆች ሁሉ እና የሕዝቡ ሽማግሌዎች በኢየሱስ ላይ ምክር ወሰዱ እንዲገድሉት። እና አስረው እሱን መርተው አሳልፈውት ለጳጳሩ ጳጳስ ጳጳስ መሪው።

ያን ጊዜ ይሁዳ እርሱን እየሰጠ ያለው ሰው ተፈረደበት ብሎ ባየ ጊዜ፤ ባዘነ፤ ሰላሳውን የብር ሳንቲሞች ለካህናት አለቆች እና ለሽማግሌዎች መለሰ። እንዲህ እያለ፤ ታጢአት አድርገዋልሁ፤ ንጹሕ ደምን አሳልፎአለሁ

አለ። እነርሱ ግን ለእኛ ምን ነው? አንተ ራስህ ተመልከት አሉ። እና የብር ቁርጥራጮቹን በቤተ መቅደሱ ውስጥ ወርውሮ ተመለሱ፤ ከዚያም ሄዱ ራሱን አንቀላቀለ። ነገር ግን ሊቃነ ካህናት የብር ቁርጥራጮቹን ወስደው አሉ፤ እነርሱን ወደ መዝገብ ገንዘብ መጣል አይፈቀድም፤ ምክንያቱም የደም ክብር ነው። ምክር ወስደው ግን፤ ከእነርሱ የሸክላ ሰራውን ሜዳ ለእንግዶች መቃብር ገዙ። ስለዚህ ያ እርሻ የደም እርሻ ተብሎ እስከ ዛሬ ድረስ ተጠራ። ከዚያ ተሞላ የተነገረው በነቢዩ ኢየራሚያስ እያለ፡ እና ወሰዱ ሰላሳውን ብር፤ የተከበረው ዋጋ ማን ከበሩት ከእስራኤል ልጆች። ወሀቡ፡እሙንቱ፡ውስተ፡ገራህተ፡ዘሐራሲ፡ ከመ፡አዘዘኒ፡እግዚአብሔር።

ይህ ግን ኢየሱስ በመሪው ፊት ቆመ፤ እና መሪው እያለ ጠየቀው፤ አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህ? ኢየሱስ ግን ለእሱ አለ፤ አንተ ትላለህ። እና በዋና ካህናትና በሽማግሌዎች ሲከሰስ ምንም አልመለሰም። ከዚያ ጳጳሳዊ ደላል ለእርሱ፡ አንተ አትሰማም ስንት በአንተ ላይ ደመሰክራሉ፤ እና ወደ አንድም ቃል አልመለሰላትም፤ እስከ መሪው በጣም እንዲደነቅ። በበዓል ግን መሪው አንድ እስረኛ ለሕዝቡ ለመፍታት ልማድ ነበረው፤ ዘእነ ፈቀዱ። ነበራቸው ግን በዚያ ጊዜ ታዋቂ እስረኛ በርባስ የሚባል። ስለዚህ ሲሰበሰቡ ፒላጦስ እንዲህ አላቸው፤ የትኛውን እንድፈታላቸው ትፈልጋላቸው፤ ባራባስን ወይስ ክርስቶስ የሚባለውን ኢየሱስን፤ ምክንያቱም በቅናት እንደ አስረከቡት ያወቀ። እርሱ በመድረክ ላይ ተቀምጦ እያለ፤ ሚስቱ ወደ እርሱ ልካ እያለች፤ ከዚያ ጻድቅ ጋር ምንም አትሥራ፤ ዛሬ በእርሱ ምክንያት በሕልሜ ብዙ ተሰቃይሁ። ነገር ግን ካህናት አለቆች እና ሽማግሌዎች ህዝቦችን ባራባስን እንዲጠይቁ፤ ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ አሳመኑ። ምላሽ ሰጥቶ ግን መሪው አለላቸው፤ የትኛውን ትፈልጋላቸው ከሁለቱ አለቅቅላቸው? እነሱ ግን አሉ፡ ባራባስን። ፒላጦስ ወደ እነርሱ ደላል፤ ስለዚህ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ምን አደርግ? ሁሉም ወደ እርሱ ደላሉ፤ ደሰቀል። ውክቱ ደ መሳፍንት ደቤ፤ ምንተ ግር እኩየ ገብረ? ውክቶም ደ በጣዕሚ ጸርጉ እንዘ ይብሉ፤ ደሰቀል። ፒላጦስ ምንም እንደማይጠቅም፤ ይልቁንም ግርግር እየተፈጠረ ሲያይ፤ ውሃ ወስዶ እጆቹን በሕዝቡ ፊት አጠበቀ፤ ከዚህ ጻድቅ ደም ገጹህ ነኝ፤ እናንተ ታያላቸው አለ። ወመልሰ ኩስ

ሕዝብ ይቤ፡ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ። ከዚያ ባራባስን ላቸው  
አሰናበተ፣ ኢየሱስን ግን ቀጥቆጦ እንዲሰቀል አስረከበ።

ከዚያ የመሪው ወታደሮች ኢየሱስን ወስደው ወደ ፕራቶሪዮም፣  
ሙሉውን ኮሆርት ላይው ሰበሰቡ። ወአላበሱት አደረጉበት ቀይ ልብስ።  
እና ከአሾህ አክሊል ሰርገው በራሱ ላይ አደረጉ፣ እና ሸምበቆን በቀኝ አጁ  
ላይ አደረጉ፣ እና በፊቱ ግንብስ አድርገው ለእርሱ እያላገሉ እያሉ፣ ደስ  
ደበልህ የአይሁድ ንጉሥ። ወ ተፋ አድርገው ወደ እርሱ፣ የሸምበቆውን  
ወስደው በራሱ ላይ ይመቱ ነበር። እና ሳለቁበት፣ ካባውን አወለቁት እና  
ልብሶቹን አለበሱት፣ እና ለመስቀል ወሰዱት።

ስለወጡ ግን አገኙ ቂሬናዊ ሰው ስሙ ስምዖን የሚባል፣ ይህን  
አስገደዱ መስቀሉን እንዲያነሳ። እና ወደ ጎልጎታ የሚባል ቦታ መጥተው  
፣ ይህም የራስ ቅል ቦታ ተብሎ የሚጠራ ነው ። ሰጡት ለመጠጣት  
ከምሬት ጋር የተቀላቀለ ጎምር ፣ እና ቀምሶ ለመጠጣት አልፏልገም ።  
ከሰቀሉት በኋላ ግን፣ የእርሱን ልብሶች ዕጣ በመጣል ከፋፈሉ።  
ወተቀምጠው፡፡ ይጠብቁ፡፡ ኢየሱስ፡፡ ሆኖ። እና በራሱ ላይ የተጻፈውን የእርሱን  
ምክንያት አስቀመጡ፣ ይህ የአይሁድ ንጉስ ኢየሱስ ነው። ከዚያ ሁለት  
ወንበዴዎች ከእርሱ ጋር ይሰቀላሉ፣ አንዱ በቀኝ እና አንዱ በግራ።  
እነዚያ ግን አልፈው የሚያልፉት ራሳቸውን እያንቀሳቀሱ እርሱን ይሳደቡ  
ነበር። እና እያሉ፣ ቤተ መቅደሱን የሚያፈርስ እና በሦስት ቀናት  
የሚሰራው፣ ራስህን አድን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ፣ ከመስቀሉ  
ውረድ። በተመሳሳይ ሁኔታ ዋና ካህናት ከጸሐፊዎቹ፣ ከሸማግሌዎቹ እና  
ከፈሪሳውያን ጋር እያላገጡ ይላሉ ነበር። ሌሎችን አድኖአል፣ ራሱን  
ማድን አይቸልም፣ እንተ የእስራኤል ንጉሥ ነው፣ አሁን ከመስቀሉ  
ደውረድ እና በእርሱ እናምን። በእግዚአብሔር ላይ ታመነ፣ አሁን ያድሳኖ  
ሊቱ፣ እመ ደፈቅድ ሊቱ፣ እስመ ይቤ ዘእግዚአብሔር ወልድ እኔ። ይህም  
ራሱ እና ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ዘራፊዎች እርሱን ይነቅፉ ነበር።

ከ ስድስተኛ ሰዓት ግን ጨለማ በሁሉ ምድር ላይ ሆነ እስከ ዘጠነኛ  
ሰዓት። በዘጠነኛው ሰዓት ኢየሱስ በታላቅ ድምፅ ጮኸ እያለ፣ ኤሊ ኤሊ  
ለማ ሰበክታኒ፣ ይህም ማለት፣ አምላኬ አምላኬ፣ ለምን እኔን

አስተዋልከኝ፤ ገለግን እምአለ አኪያ ቆሙ ሰሚዖሙ አለው ከመ ኤልያስ ደጸውዕ ዝ። ወበፍጥነት፡ አንድ፡ እምኔሆም፡ ሮጦ፡ ስፖንጅ፡ ወሲዱ፡ በጎምጽ፡ መልክ፡ በቀርቀሐ፡ አድርጎ፡ አስተዋም። ስለዚህ የቀሩት እያሉ ነበር፡ ተው እንመልከት፤ ኤልያስ እርሱን ሊያድን ይመጣል እንደሆነ። ደኸው ግን ኢየሱስ እንደገና በታላቅ ድምፅ ጮኸ፡ መንፈሱን ለቀቀ። እናም እነሆ የቤተመቅደሱ መጋረጃ ከላይ አስከ ታቸ ድረስ ወደ ሁለት ተቀደደ፡ መሬቱም ተንቀጠቀጠ እና ድንጋዮቹም ተሰነጠቁ። እናም መቃብሮቹ ተከፈቱ፤ ብዙዎቻቸውም የተኝቱ ቅዱሳን አካላት ተነሡ። ወወጥተው ከመቃብር በኋላ ትንሣኤሁ ገቡ ወደ ቅድስት ከተማ ወታዩ ለብዙዎቻቸው። ግን መቶኛ አለቃው እና ከእርሱ ጋር ኢየሱስን የጠበቁት፤ መንቀጥቀጡን እና የሆኑትን ባዩ ጊዜ በጣም ፈሩ እንዲህም አሉ፡ በእውነት የአግዚአብሔር ልጅ ነበረ ይህ። ነበሩ ግን እዚያ ብዙ ሴቶቹ ከርቀት እያዩ፤ እነዚያም ኢየሱስን ከገሊላ ተከትለው እያገለገሉት ነበር። በመካከላቸው ነበረች ማርያም ማግዳላዊት፤ እና ማርያም የያዕቆብና የዮሴ አናት፤ እንዲሁም የዘብዴዎስ ልጆቹ አናት።

ምሽት ሲደርስ ከአሪማትያ የመጣ ሀብታም ሰው መጣ፤ ስሙ ዮሴፍ፤ እሱም ራሱ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ሆኖ ነበር። ይህ ወደ ፲፱ጠስ ቀርቦ የኢየሱስን አካል ጠየቀ። ከዚያ ፲፱ጠስ አካሉ እንዲመለስ አዘዘ። እና ዮሴፍ አካሉን ወስዶ በንጹህ ጨርቃጨርቅ ጠቀለለው። እና አኖረው በአዲሱ መቃብሩ ውስጥ፤ በድንጋይ ውስጥ የቆረጠው፤ እና ታላቅ ድንጋይ በመቃብሩ በር ላይ ተንከባልሎ ሄደ። ነበረች ግን እዚያ የመግዳላዊቱ ማርያም እና ሌላዋ ማርያም፤ ከመቃብሩ ተቃራኒ ተቀምጠው።

በዚያ ግን ማግስት፤ ይህም ከዝግጅቱ በኋላ ነው፤ የካህናት አለቆቹ እና ፈሪሳውያን ወደ ጳጳሳት ተሰብስቡ። እያሉ፤ ጌታ፤ አስታወስን ምክንያቱም ያ አታላይ ገና በሕይወት እያለ፤ ከሦስት ቀናት በኋላ እነሣለሁ አለ። እንግዲህ ትዘዝዝ ስጥ ቀብሩ እስከ ሦስተኛው ቀን ድረስ ደህንነቱ እንዲጠበቅ፤ ምናልባት ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው እርሱን ደሰርቁ እና ለሕዝቡ ይበሉ፤ ከሙታን ተነሣ፤ እና የመጨረሻው ስህተት ከመጀመሪያው የባሰ ይሆናል። ፒጣሎስ ላቸው አለ፤ ጠባቂ አላቸሁ፤ ሂዱ

እንደምታውቁት አስጠብቁ። እነርሱ ግን ሄደው፣ ድንጋዩን በማሳተም፣  
ከጠባቂዎቹ ጋር መቃብሩን አስጠበቁ።

28

ድሳለ ሰንበት፣ በዘይነቅህ ወይጸብሐ ለአሐቲ ሰንበት፣ መጽአት  
ማርያም መግደላዊት ወካልኦታ ማርያም ከመ ደርክያ መቃብረ። እና  
እነሆ ታላቅ የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ፣ የጌታ መልአክ ከሰማይ ወርዶ  
ቀርቦ ድንጋዩን ከበሩ አንቀሳቅሶ በላዩ ተቀመጠ። የእርሱ መልክ እንደ  
መብረቅ ነበረ፣ እና የእርሱ ልብስ እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ከፍርሃቱ ግን  
ጠባቂዎቹ ተንቀጠቀጡ እና እንደ ሙታን ሆኑ። መልአኩ ግን መልስ  
ሰጥቶ ለሴቶቹ አለ፣ እናንተ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን  
እንደምትፈልጉ አውቃለሁና። እዚህ የለም፣ ተነሣ ለምክንያቱም  
እንደተናገረው። ኑ ጌታ የተኛበትን ቦታ ተመልከቱ። እናም በፍጥነት  
ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው፣ ከሙታን ተነሣ፣ እናም እነሆ ወደ  
ገሊላ ደቀድማችኋል፣ እዚያ ታዩታላችሁ፣ እነሆ አልኳችሁ። እና  
ከመቃብር በፍጥነት ወጥተው በፍርሃት እና በታላቅ ደስታ ሮጡ ለደቀ  
መዛሙርቱ ለማሳወቅ። እነርሱ ለደቀ መዛሙርቱ ለማሳወቅ እየሄዱ  
እንደ ነበር፣ እነሆ ኢየሱስ አገኛቸው እና ደስ ይበላችሁ አላቸው።  
እነርሱም ቀርበው አገሮቹን ያዙ እና ሰገዱለት። ከዚያ ኢየሱስ እንዲህ  
አላቸው፣ አትፍሩ፣ ሂዱ ለወንድሞቹ ዘግቡ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ፣  
እዚያም እኔን ያዩኛል።

እነርሱ እየሄዱ ሳሉ፣ እነሆ፣ አንዳንድ የጠባቂዎች ወደ ከተማ  
መጥተው ለሊቃነ ካህናት የተፈጠረውን ሁሉ አሳወቁ። እና  
ከሸማግሌዎች ጋር ተሰብስበው ምክር ወስደው፣ በቂ ብር ለወታደሮቹ  
ሰጡ እንዲህ እያሉ ንገሩ እንደ ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው  
እርሱን ሰረቁት እኛ እንደምንተኛ። እና ይህ በመሪው ዘንድ ከተሰማ፣ እኛ  
እናሳምነዋለን እናንተንም ያለ ጭንቀት እናደርጋችኋለን። እነርሱ ግን  
የብር ቁርጥራጭቹን ወስደው እንደተማሩት አደረጉ። እና ይህ ቃል  
በአይሁዶች መካከል እስከ ዛሬ ድረስ ተሰራጭ።

እነዚያ ግን አስራ አንድ ደቀ መዛሙርት ወደ ገሊላ ሄዱ፤ ወደ ተራራው ኢየሱስ ላቸው የሸመው። እና ሲያዩት ሰገዱለት፤ አንዳንዶቹ ግን ተጠራጠሩ። እናም ኢየሱስ ቀርቦ ላቸው እንዲህ እያለ ተናገረ፤ በሰማይና በምድር ላይ ያለው ሁሉ ሥልጣን ለእኔ ተሰጥቶኛል። ሄዳቸው ሁሉንም አሕዛብ ደቀ መዛሙርት አድርጉ፤ በአብ እና በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸዋቸው፤ እያስተማራቸው እነርሱን እንዲጠብቁ ሁሉንም የአዘዘዋቸውን ለእናንተ፤ እና እነሆ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ በሁሉም ቀናት እስከ ዘመኑ ማጠናቀቂያ። አሜን።

# የማርቆስ ወንጌል

1

መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ የመልካም ዜና፣ የአምላክ ልጅ። እንደ በነቢያት እንደተጻፈው፣ እነሆ እኔ መልአክተኛዬን በፊትህ አልካለሁ፣ እርሱም መንገድህን በፊትህ ያዘጋጃል፣ የሚጮህ ድምጽ በምድረ በዳ፣ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ መንገዶቹን ቀጥተኛ አድርጉ።

ኖሐንስ በምድረ በዳ እየጠመቀ እና የንስሐ ጥምቀትን ለኃጢአት ስርየት እየሰበከ ሆነ። ወወጣ ወደ እርሱ ሁሉ የደሁዳ ምድር ወደኢየሩሳሌም ሰዎች፣ ወተጠመቁ ሁሉ በኖርዳኖስ ወንዝ በእርሱ እየተናዘዙ ኃጢአቶቻቸውን። ኖሐንስ የግመል ፀገር የለበሰ ነበረ፤ እና የቆዳ ቀበቶ በወገቡ ላይ ነበረው፤ እና አንበጣና የዱር ማር እየበላ ነበረ። እና እያለ ደሰብክ ነበር፣ ከእኔ በኋላ ከእኔ የበለጠ ጠንካራ የሆነ ሰው ይመጣል፣ እኔ ደፍቼ የእሱን ጫማዎች ማሰሪያ ለመፍታት በቂ አይደለሁም። እኔ በእርግጥ በውሃ አጠመቅኋቸዎት፣ እርሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ይጠምቃቸዋል።

ወሆነ በእነዚያ ቀናት፣ ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት መጣ እና በኖሐንስ በኖርዳኖስ ተጠመቀ። እና ወዲያውኑ ከውሃው እየወጣ፣ ሰማያት እየተቀደዱ እና መንፈስ ቅዱስ እንደ ርግብ ወደ እርሱ እየወረደ ተመለከተ። እና ድምጽ ከሰማያት መጣ፣ አንተ የተወደድከው ልጄ ነህ፣ በአንተ እጅግ ደስ ብሎኛል።

ወወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ እርሱን ወደ በረሃ ይጥላል። እና በምድረ በዳ ውስጥ አርባ ቀናት እዚያ ነበረ በሰይጣን እየተፈተነ፣ እና ከአራዊት ጋር ነበረ፣ እና መላእክት ይገልግሉት ነበሩ።

ከኖሐንስ ከተሰጠ በኋላ ግን ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እያሰበከ ወደ ገሊላ መጣ። እንዲህም እያለ፡ ጊዜው ተሞልቷል፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡና በወንጌሉ አምኑ።

አየተመላለሰ ግን በገሊላ ባሕር ዳር አየ ስምዖንን እና አንድርያስን የስምዖን ወንድሙን፣ መረብ እየወረወረ በባሕር ውስጥ፣ አሳ አጥማጃቸው ነበሩ። ወአመ፡ ሎሙ፡ ኢየሱስ፡ ንዑ፡ ድሳሬዮ፡ ወእገብረክሙ፡ ተኩኑ፡ አሳደ፡ ሰብእ። ወ በፍጥነት መረቦቻቸውን ተተው ተከተሉት። እና ከዚያ ትንሽ ወደ ፊት ሄዶ የዘብዴዎስን ልጅ ያዕቆብን እና ወንድሙን ዮሐንስን አየ፣ እና እነርሱም በመርከቡ ውስጥ መረቦቻቸውን እያስተካከሉ ነበር። እና ወዲያውኑ ጠራቸው። እና አባታቸውን ዘበዴዎስን በመርከቡ ውስጥ ከተቀጣሪዎቹ ጋር ተተው ጎረቤት ሄዱ።

ወደገቡ ወስተ ካፐርናሁም ፤ ወፈጥነ በሰንበት ገቢዎ ወስተ ምኩራብ ይሜህር ። እና በትምህርቱ ላይ ተደነቀ፣ ለእነርሱ እያስተማረ ነበረ እንደ ሥልጣን እንደ ያለው፣ እና እንደ መጻሕፍት ሊቃውንት አይደለም። እና በእነርሱ ጉባኤ ውስጥ በርኩስ መንፈስ ውስጥ ሰው ነበረ፣ እና ጮኹ። እያለ፣ ይፈቅድ፣ ምን ለእኛ እና ለአንተ ኢየሱስ ናዝሬዊት መጣህ አኛን ለማጥፋት? አውቃለሁ አንተ ማን እንደሆንክ፣ የእግዚአብሔር ቅዱስ። ወገሠጽ፡ኢየሱስ፡እንዘ፡ይብል፡ዕረፍ፡ወ፡ውጻእ፡ እምኔሁ። እናም ርኩሱ መንፈስ እርሱን ካነሳነሰው በኋላ በታላቅ ድምፅ ጮኹና ከእርሱ ወጣ። ወሁሉ ተደነቀ፣ ስለዚህ ወደ አራሳቸው ማከራከር ጀመሩ እንዲህ ብለው፡ ይህ ምንድን ነው? ይህ አዲስ ትምህርት ምንድን ነው? በሥልጣን ለርኩሳን መናፍስትም ያዛል፣ ወለእርሱም ይታዘዙለት። ወወጽኦ፡ሰማዕቱ፡ፍጡነ፡ውስተ፡ኩሉ፡ዙሪያ፡ክልለ፡ገሊላ።

ወብኩር፡ እምዘ፡ ምኩራብ፡ ወዲሁሙ፡ መጽኑ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ስምዖን፡ ወአንድርያስ፡ ምስለ፡ ያዕቆብ፡ ወዮሐንስ። ወእመ፡ሐማቱ፡ ሲሞን፡ትሰክብ፡እንዘ፡ትሐምም። ወአብዛሳ፡ይቤልዎ፡ላዕሌሃ። እና ቀርቦ እሷን አነሳ የእሷን እጅ ይዞ፣ እና ትኩሳቱ ወዲያውኑ ተወዋት፣ እና እነርሱን ታገለግል ነበር። ምሽት ሲሆን፣ ፀሐይ ስትጠልቅ፣ በሽተኞቻችን ሁሉ እና አጋንንት የተያዙትን ወደ እርሱ ይዘሩ ነበር። እናም ሙሉው ከተማ ወደ በሩ ተሰብስቦ ነበር። እና ብዙዎቻችን በተለያዩ በሽታዎቻችን በመጥፎ ሁኔታ የታመሙትን አዳነ፣ እና ብዙ አጋንንትን አወጣ፣ እና አጋንንቱ እንዲናገሩ አልፏቸዋል። ምክንያቱም እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ያውቁ ነበር።

ወጽባሕ፡ በሌሊት፡ ብዙሳ፡ ተንሢኡ፡ ወዲህ፡ ወሐረ፡ ውስተ፡ ገዳም፡  
መካን፡ ወህዳ፡ ደጸሊ፡፡ ወተከተልም፡ እሱ፡ ስምዖን፡ ወእለ፡ ምስሌሁ፡፡ እና  
ያገጉት ደላሎት፤ ሁሉም ሰው እየፈለጉህ ነው፡፡ እና እንዲህ ደላቸዋል፡  
ወደ ተጓራኒ ከተሞቹ እንሂድ፤ እዚያም እሰብክ፤ ለዚህ ነው ምክንያቱም  
የወጣሁት፡፡ እና በገሊላ ሁሉ በአሳጉራቸው እየሰበከ እና አጋንንትን  
እያስወጣ ነበረ፡፡

ወደመጽአ፡ ጎቤሁ፡ ለምጽ፡ እንዘ፡ የማጸኖ፡ ወየሰግኗ፡ ሎቱ፡ ወደብሎ፡  
ከመ፡ እመ፡ ተፈቅድ፡ ተክል፡ ታነጽ፡ ሐኒ፡፡ ኢየሱስ ግን መራራት ያዘው፡  
እጁን ዘርግቶ ነካው እና እፈልጋለሁ፤ ንጹህ ሁን አለው፡፡ እና ሲል  
ወዲያውኑ ከእርሱ ለምጽ ሄደ፤ እና ተነጻ፡፡ እና በጽኑ አስጠንቅቆት  
ወዲያውኑ አስወጣው፤ እናም እንዲህ አለው፤ ተመልከት ለማንም ሰው  
ምንም አትበል፤ ነገር ግን ሂድ ራስህን ለካህኑ አሳይ እና ስለ ንጽህና  
ሥራህ ሙሴ የአዘዘውን አቅርብ ለእነርሱ ምስክርነት፡፡ ሆኖም እርሱ  
ወጥቶ ብዙ ማስተማር እና ቃሉን ማሰራጨት ጀመረ፤ ስለዚህ ወደፊት  
በግልጽ ወደ ከተማ መግባት ሊቸል አልቻለም፤ ነገር ግን በበረሃ ቦታዎቹ  
ውጭ ነበረ፤ እና ከሁሉም አቅጣጫዎቹ ወደ እርሱ እየመጡ ነበር፡፡

2

ወገብክ፡ እንከ፡ ውስተ፡ ካጴርናሁም፡ በመዋዕል፡ ወተሰምዐ፡ ከመ፡  
ውስተ፡ ቤት፡ ሀሎ፡፡ ወበእንተዘእምድሳረ፡ ተጋብኡ፡ ብዙኃን፡ ከመ፡ ኢደክሉ፡  
ዘደኄዱ፡ ወኢኒ፡ እለ፡ ጎብ፡ ኖሳት፡ ወደነግሮሙ፡ ቃለ፡፡ ወደመጡ ወደ እርሱ  
ሸባን እያመጡ፡ በአራት ሰዎቹ እየተሸከመ፡፡ እና ወደ እርሱ መቅረብ  
ባለመቻላቸው በሕዝቡ ምክንያት፡ እርሱ የነበረበትን ጣራ አራጉ፡፡ እና  
ከቆፈሩ በኋላ ሸባው የተኛበትን ምንጣፍ ያወርዳሉ፡፡ ኢየሱስ ግን  
እምነታቸውን ባየ ለሸባው ደላል፤ ልጄ፡ ኃጢአቶቻህ ተሰርዘዋል፡፡ ነበሩ  
ግን አንዳንድ ጸሐፍት እዚያ ተቀምጠው በልቦቻቸው እያሰቡ፡፡ ደህ ምን  
እንደዚህ ስድቦቻን ደናገራል፤ ማን ኃጢአቶቻን ሊቅር ደቻላል ካልሆነ  
አንድ እግዚአብሔር፤ ወበእንተ፡ ዘአስመረ፡ ኢየሱስ፡ በመንፈሱ፡ ከመ፡  
በከመዝ፡ እሙንቱ፡ ደኔጽሩ፡ ውስተ፡ ርእሰሙ፡ ደቤሎሙ፡ ምንተ፡ ዘንተ፡  
ትኔጽሩ፡ ውስተ፡ ልቦሙክሙ፡፡ ምን ቀላል ነው፤ ለሸባው ኃጢአቶቻህ

ተሰርዘዋል ማለት፤ ወይስ ተነሣና ምንጣፍህን አንሣና ተመላለስ ማለት፤ ስለዚህ ግን ታውቁ ዘሥልጣን አለው ለወልደ ሰብእ ለይፈትሐ ኅጢአት ላዕለ ምድር፤ ይብል ለሐሙም። ለአንተ እላለሁ፤ ተነሣና ምንጣፍህን አንሣ እና ወደ ቤትህ ሂኗ። እና ወዲያውኑ ተነሣ፤ እና አልጋውን አንሥቶ ቅድመ ኩሉ ወጣ፤ እስከ ኩሉ ደነገጹ እና እግዚአብሔርን አከበሩ እንዘ ይብሉ፡ ከመ ፈጽሞ ከማይ አይነ።

ወወጣ እንደገና በባሕር ዳር ፣ ወኩሉ ሕዝብ መጡ ኅቤሁ ፣ ወአስተማረ አሙ ። ወእንዘ ያልፍ አየ ለሌዊ ዘአልፌዎስ እንዘ ተቀምጦ ላይ የግብር ቤት፤ ወይብሎ፡ ተከተለኒ። ወተነሥከ ወተከተሎ። ወሆነ እንዘ ይደቀን እሱ በቤቱ ፣ ወብዙ ቀረጥ ሰብሳቢዎቻቸው ኃጢአተኞቻቸው ተደቀኑ ምስለ ኢየሱስ ወምስለ ደቀ መዛሙርቱ ፣ እስመ ብዙ ነበሩ ፣ ወተከተልዎ ። እና መጻሕፍተ ሰብእ ወፈሪሳውያን ርእዮ ሎቱ እንዘ ይበልዕ ምስለ ገባእያን ወኅጢአን፡ ይብልዎ ለአርዳኢሁ፡ ምንት እስመ ምስለ ገባእያን ወኅጢአን ይበልዕ ወይሰቲ። እና ኢየሱስ ሰምቶ ላቸው ይላል፤ ጠንካራዎቻቸው የሐኪም ፍላጎት የላቸውም፤ ግን መጥፎ ያላቸው፤ ጻድቃንን ለመጥራት አልመጣሁም፤ ግን ኃጢአተኞቻችን ወደ ንስሐ።

ወነበሩ እሙንቱ ተመሃሪያን የሐንስ ወእሙንቱ ዘፈሪሳውያን ይጸውሙ። ወይመጽኑ ወይብልዎ፡ ለምንት እሙንቱ ተመሃሪያን የሐንስ ወእሙንቱ ዘፈሪሳውያን ይጸውሙ፤ እሙንቱ ወእቱ ለአንተ ተመሃሪያን አኮ ይጸውሙ። እና ኢየሱስ አላቸው፤ የሰርግ ቤት ልጆቻቸው ሙሽራው ከእነርሱ ጋር እያለ ሊጸሙ ይችላሉን? ሙሽራውን ከራሳቸው ጋር ምን ያህል ጊዜ እስከያላቸው ድረስ ሊጸሙ አይችሉም። ይመጣሉ ግን ቀናት፤ መቼ መጋቢው ከእነርሱ ይወሰድ፤ እና ከዚያ በእነዚያ ቀናት ይጸማሉ። ምንም አንድ ሰው ያልተጠመቀ ጨርቅ በአሮጌ ልብስ ላይ አያስፈልቅም፤ ከሆነ ግን አለበለዚያ፡ ሙላቱ የእርሱ ይወስዳል፤ አዲሱ ከአሮጌው፤ እና የከፋ መከፋፈል ይሆናል። ወአልቦ፡ ዘይወድድ፡ ወይነ፡ ሐዲስ፡ ውስተ፡ መሣሳት፡ ዐቲቃት። እመ፡ ወአኮ፡ ይሰብር፡ ወይኑ፡ ሐዲሱ፡ መሣሳተ፡ ወወይኑ፡ ይትጎደግ፡ ወመሣሳተነ፡ ይሀልቁ። አላ፡ ወይነ፡ ሐዲስ፡ ውስተ፡ መሣሳተ፡ ሐዲስተ፡ ይደልዎ፡ ይትወደደ።

ወኮነ ከመ ደሑር በሰንበት በማእከለ እክል ዘርእ፣ ወሳኑ ደቀ መዛሙርቱ መንገድ ይገብሩ እንደ ደነቀፉ እክለ ዘርእ። እና ፈሪሳውያን ለእርሱ እያሉ ነበር፣ ተመልከት በሰንበታት ምን ያደርጋሉ የማይፈቀድ። እና እርሱ እየነገራቸው ነበር፣ በፍጹም አላነበባችሁምን ዳዊት ምን አደረገ መቼ ፍላጎት ነበረው እና ተራብ እርሱ እና እነዚያ ከእርሱ ጋር? እንዴት ወደ እግዚአብሔር ቤት በአብያተ-ሊቀ ካህናት ዘመን ገባ እና የማቅረቢያውን እንጂራ በላ፣ እነዚያም ከካህናት በስተቀር ሌላ ሰው መብላት የማይቀድሳቸው ናቸው፣ እንዲሁም ከእርሱ ጋር ለነበሩት ሰጠ? እና እንዲህ እየነገራቸው ነበር፣ ሰንበቱ ለሰው ሆነ፤ ሰው ለሰንበት አልሆነም። ስለዚህ የሰው ልጅ የሰንበትም ጌታ ነው።

### 3

ወገባ እንደገና ወደ ምኩራብ ፣ ወነበረ እዚያ ሰው የደረቀ አጅ ያለው ። ወእየተመለከቱት ነበሩ እንደ በሰንበት ያድናል ብለው፣ እንዲሁ ያስከሱት። እና ለደረቀ አጅ ላለው ሰው ይላል፣ ወደ መካከል ተነሳ። እና እንዲህ ይላቸዋል፣ በሰንበት መልካም ማድረግ ይፋቀዳል ወይስ መጥፎ ማድረግ? ነፍሱን ማዳን ወይስ መግደል፣ እነርሱ ግን ዝም አሉ። እና በቁጣ ዙሪያቸውን ተመልክቶ፣ በልባቸው ማደንዘዝ እየተሐዘነ፣ ለሰው ይላል፣ አጅህን ዘርጋ። እና ዘረጋ፣ እና አጁ እንደ ሌላው ጤናማ ሆኖ ተመለሰች። ወወደኦሙ፣ ፈሪሳውያን፣ ሶቤሃ፣ ምስለ፣ ሄሮድያኖስ፣ ምክረ፣ ገብሩ፣ በእንቲአሁ፣ ከመ፣ ያጠፍኦም።

እና እየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ባህር ተመለሰ፣ እና ብዙ ሕዝብ ከገሊላ ተከተሉት። እና ከይሁዳ እና ከኢየሩሳሌም እና ከኢዱሜያ እና ከፍርዳኖስ ማዶ እና ከጢሮስና ከሲዶን አካባቢ፣ ብዙ ሕዝብ፣ ምን ያህል እንደሚያደርግ ሰምተው፣ ወደ እርሱ መጡ። እናም ለደቀ መዛሙርቱ አለ፣ ትንሽ ጆልባ በሕዝቡ ምክንያት እንዳይጨቁኑት ለእርሱ ተጠብቅ ብዙዎቻን ስለ ፈወሰ፣ ቅጣት ያለባቸው ሁሉ እርሱን እንዲዳሰሱ ወደ እርሱ ይወድቁ ነበር። እና እነዚያ ርኩሳን መናፍስት፣ እሱን በሚያዩበት ጊዜ፣ ወደ እርሱ ይወድቁ ነበር እና እያለቁ፣ አንተ

የአገዛዥ-ብሔር ልጅ ነህ ብለው ይጮኻሉ ነበር። እና ብዙ ገሠጸ ላቸው እንዲሁ እርሱን ግልጽ አያደርጉት።

ወይወጣ ውስተ ደብር ወይጸውዕ አለ ፈቀደ ውስቱ ወሐሩ ጎቤሁ። እና አሥራ ሁለትን አደረገ፣ ከእርሱ ጋር እንዲሆኑ እና እነርሱን ለመስበክ እንዲልክ እና በሽታዎቻን ለማገልገል / ለመፈወስ እና አጋንንትን ለማውጣት ሥልጣን ሊኖራቸው ወአሰዩ፣ ስም፣ ለስምዖን፣ ጴጥሮስ። እና የዘበዴዎስን ልጅ ያዕቆብን እና የያዕቆብን ወንድም ዮሐንስን፣ እና ላቸው በዓርገራን የሚል ስም አደረገላቸው፣ ይህም የነጋድጓድ ልጆቹ ማለት ነው፣ ወአንድርያን ወፊልጶስን ወበርተሎሜዎስን ወማቴዎስን ወቶማስን ወያዕቆብን ዘአልፌዎስ ወታዴዎስን ወስምዖንን ቀናኒተን። ወይሁዳ፣ እስቅርዮጣዊ፣ ዘአግብኦ።

ወይመጹ-ውስተ-ቤት-ወትጋባኦ-እንከ-ሕዝብ-እንከ-ሰሜን-ኢየሱስ-፣ እሙንቱ-ወኢ-አክለ-ለበልዕ። ወሰሚዖም፣ አለ፣ እምነቤሁ፣ ወፅኦ፣ ለይይዝዎ፣ እስመ፣ ደብሉ፣ ወሀሎ፣ ከመ፣ ደነቀ። እነዚያ ከኢየሩሳሌም የወረዱት ጸሐፍት፣ በዓልዘቡልን አለው፤ በጋኔኖቹ መሪ ጋኔኖቹን ያወጣል ይላሉ ነበር። ወጸውዖሙ እሙንቱ በአምሳላት ደብል ሎሙ ፣ ዘከመ ይክል ሰይጣን ሰይጣን ለአውጻኦ። እና መንግሥት በራሷ ላይ ከተከፋፈለች፣ ያ መንግሥት መቆም አትቸልም። እና ቤት በራሷ ላይ ከተከፋፈለች፣ ያ ቤት መቆም አትቸልም። እና እንደ ሰይጣን በራሱ ላይ ተነሣና ተከፋፈለ፣ መቆም አይቸልም፣ ግን ፍጻሜ አለው። ማንም ሰው የጠንካራውን ዕቃዎቹ ወደ ቤቱ ገብቶ ሊዘርፍ አይቸልም፣ በመጀመሪያ ጠንካራውን ካላሰረ በስተቀር፣ እና ከዚያ ቤቱን ይዘርፋል። አሜን እላችኋለሁ፤ ሁሉም ኃጢአቶች እና ስድቦች ለሰው ልጆች ይቅር ይባላሉ፤ ምን ያህል ቢያስተላልፏልም፣ ማንም ግን በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚያስተላልፍ ለዘላለም ይቅርታ የለውም፣ ነገር ግን የዘላለም ፍርድ ተጠያቂ ነው። ምክንያቱም እየተናገሩ ነበር፣ ያልተነጻ መንፈስ አለው።

ስለዚህ እናቱና ወንድሞቹ መጡ፣ እና ውጭ ቆመው ሲጠሩት ወደ እርሱ ላኩ። እና ሕዝብ በዙሪያው ተቀምጦ ነበር፣ ግን ለእርሱ አሉት፣ እነሆ እናትህና ወንድሞቹህ ውጭ ይፈልጉሃል። እና መለሰላቸው እያለ፣

ማን ነቶ አናቴ ወደስ እነማን ናቸው ወንድሞቼ? እና በዙሪያው የተቀመጡትን ከተመለከተ በኋላ እንዲህ አለ፡ እነሆ አናቴና ወንድሞቼ፣ ማን የአምላክን ፈቃድ የሚያደርግ ይህ የኔ ወንድም እና የኔ አህት እና እናት ነው።

4

እና እንደገና ከባሕር ዳርቻ ለማስተማር ጀመረ፤ እና ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ተሰባስቦ፤ እንደ እርሱ ወደ መርከብ ገብቶ በባሕር ውስጥ ለመቀመጥ፤ እና ሁሉ ሕዝብ ወደ ባሕር በመሬት ላይ ነበሩ። እና በብዙ ምሳሌዎች ያስተምራቸው ነበር፤ እናም በትምህርቱ ላቸው ይላቸው ነበር። ትሰሙ። እነሆ ወፃዕ ዘይዘራ ከመ ደዘራ። እና ሆነ በመዝራት ጊዜ የተወሰነው ወደቀ በመንገድ ላይ፤ እና ወፎቹ መጡ እና በሉት፤ እና ሌላ በድንጋጋማ ቦታ ላይ ወደቀ፤ እዚያም ብዙ መሬት አልነበረውም፤ እና ወዲያውኑ ብቅ አለ፤ ምክንያቱም የመሬት ጥልቀት አልነበረውም፤ ፀሐይ ግን ከተነሳ በኋላ ተቃጠለ፤ እናም ሥር ስላልነበረው ደረቀ። እና ሌላ ወደ አሾቹ ወደቀ፤ አሾቹም ወጥተው አነቀቁት፤ ፍሬም አልሰጠም። እና ሌላ ወደ ጥሩ ምድር ወደቀ፤ እየወጣ እና እያደገ ፍሬ ይሰጥ ነበር፤ እና በሰላሳ፣ በስልሳ እና በመቶ አመጣ። እና ላቸው አያለ ነበረ፤ ለመስማት ጁሮ ያለው ይሰማ። ግን ብቻውን ሲሆን፤ እነዚያ በዙሪያው የነበሩት ከአሥራ ሁለቱ ጋር ስለ እንቅስቃሴ ጠየቁት። እና እንዲህ እየተናገራቸው ነበር፤ ለአናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምስጢራት ማወቅ ተሰጥቷል፤ ለእነዚያ ውጭ ላሉት ግን ሁሉ በምሳሌዎች ይሆናል፤ እንዲሁ እያዩ ይመለከቱ እና አይመለከቱ፤ እና እየሰሙ ይሰሙ እና አይገነዘቡ፤ ምናልባት ይመለሱ እና ኃጢአቶቻቸው ይቅር ይባላቸው።

ወደብሎሙ፡ አኮ፡ ትእምሩ፡ ዘንተ፡ ምሳሌ፡ ወእፎ፡ ኩሎ፡ ምሳሌያተ፡ ታአምሩ። ዘይዘርእ ቃለ ደዘርእ። እነዚህ ግን እነዚያ በመንገዱ ላይ ቃሉ የሚዘራበት ናቸው፤ እና ሲሰሙ ወዲያውኑ ሰይጣን ይመጣል እና በልቦቻቸው የተዘራውን ቃል ያነሳል። እና እነዚህም በተመሳሳይ ናቸው እነዚያ በድንጋጋማ ቦታዎች ላይ የሚዘሩ፤ እነዚያም ቃሉን ሲሰሙ ወዲያውኑ በደስታ ይቀበሉታል። ወ አይኖራቸውም ሥር በራሳቸው፤ ግን

ጊዜያዊ ናቸው፤ ከዚያ መከራ ወይም ስደት በቃሉ ምክንያት ሲመጣ፤ ወዲያውኑ ይሰናከላሉ። እና እነዚህ ናቸው በአሾቹ ውስጥ የሚዘራው፤ ቃሉን የሚሰሙት። ወክላ፣ ጥንቃቄዎቹ፣ ዘዝህ፣ ዘመን፣ ወክታ፣ ማታለል፣ ዘሀብት፣ ወክላ፣ ምኞቶቹ፣ ስለክላ፣ ቀሪዎቹ፣ አየገቡ፣ ያነቁታል፣ አቱ፣ ቃል፣ ወፍሬ፣ ያልባ፣ ይሆናል። እና እነዚህ በመልካም መሬት ላይ የተዘረ ናቸው፤ እነዚያም ቃሉን ይሰማሉ እና ይቀበላሉ፣ እና በሰላሳ እና በስልሳ እና በመቶ ያፈራሉ።

እና እንዲህ እየነገራቸው ነበር፤ መብራት በቅርጫት ስር ወይም በአልጋ ስር ለመቀመጥ ይመጣል እንዴት? በመብራት ማስቀመጫ ላይ ለመቀመጥ አይደለምን? ምክንያቱም የለም ድብቅ ነገር እንደዚህ ካልሆነ አይገለጥ፣ ወይም ሆነ ተሰውሮ ነገር ግን እንዲ ይመጣ ወደ ግልጽ። ማንም ሰው ለመስማት ጁሮ ካለው፣ ይሰማ። እና እንዲህ እየነገራቸው ነበር፤ ተጠንቀቁ ምን እንደምትሰሙ። በምትለኩበት መለኪያ ይለካላቸው፤ እናም ለእናንተ ለሰሚዎቹ ይጨመርላቸዋል። ማንም ያለው፣ ይሰጠዋል፣ እና ማንም የሌለው፣ ያለውም ከአርሱ ይወሰዳል። እና እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደዚህ ናት፣ እንደ ሰው ዘርን በምድር ላይ ሲጥል፣ እና ደተኛል እና ይነሣል ሌሊትና ቀን፣ እናም ዘርው ይበቅላል እና ያድጋል እንደማያውቀው አርሱ። ራሱ በራሱ መሬቱ ፍሬ ያፈራል፣ መጀመሪያ ሳር፣ ከዚያ ስንብል፣ ከዚያም በግንዱ ውስጥ ሙሉ አህል። ግን መቼ ፍሬው ይሰጥ፣ ወዲያውኑ መናጋውን ይልካል፣ ምክንያቱም መከሩ ደርሷልና።

እና እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዴት እናመሰግናለን? ወይስ በየትኛው ምሳሌ እናወዳድራለን? እንደ የሰናፍጭ ነጠላ ጥራጥሬ፣ እሱ በመሬት ላይ በሚዘራበት ጊዜ፣ በመሬት ላይ ካሉት ሁሉ ዘሮቹ ትንሹ ነው፣ እና ሲዘራ ይወጣል እና ከሁሉም አትክልቶቹ የሚበልጥ ይሆናል፣ እና ታላላቅ ቅርንጫፎቹ ያደርጋል፣ እስከ የሰማይ ወፎቹ በጥላው መኖር እንዲችሉ።

እና በብዙ እንደዚህ ባሉ ምሳሌዎቹ ቃሉን ላቸው ይናገር ነበር፤ ለመስማት እንደሚችሉ። ያለ ምሳሌ ግን ቃሉን አይናገራቸውም ነበር፤

ለራሱ ደቀ መዛሙርት ግን ሁሉን ያብራራ ነበር።

ወይቤሎሙ፡በደአቲ፡ዕለት፡ምሴት፡ኮነ፡ንሑር፡ውስተ፡ማዕደት። እና ሕዝቡን ትተው አሱን ደወስዱት እንደ ነበረ በመርከቡ ፣ እና ሌሎች መርከቦችም ከአሱ ጋር ነበሩ ። ታላቅ የነፋስ አውሎ ሆነ፣ ማዕበላቱም ወደ መርከቡ ደመቱ ነበር፣ እስከ መርከቡ አስቀድሞ እየሞላ ነበር። እና እርሱ በመስቀለ-መርከቡ ላይ በተራሱ ላይ እየተኛ ነበረ፣ እና ቀሰቀሱት እና አሉት፣ መምህር፣ እንጠፋለን ብለን አያሳስብህም? ወተንሥኦ ገሠጸ ለነፋስ ወይቤሎ ለባሕር፡ ዕረፍ፡ ተዓጸብ። ወአርመመ ነፋስ፡ ወኮነ ዕረፍት ዐቢይ። ወአመ፡ ሎሙ፡ ምንተ፡ ፈረሃን፡ አንትሙ፡ ከማዝ። ምንተከመ፡ አኮ፡ ትብሉ፡ እምነተ። እና በታላቅ ፍርሃት ፈረ፣ እርስ በርሳቸውም እያሉ፣ ማን ነው ይህ፣ ምክንያቱም ንፋስና ባሕር ይታዘዙለታል?

5

ወመጽኡ፡ ውስተ፡ ማዕደተ፡ ባሕር፡ ውስተ፡ ምድረ፡ ገርጌሴኖስ። እና ከመርከቡ ወጥቶ ወዲያውኑ ከመቃብሮች በርኩስ መንፈስ የተያዘ ሰው አገኘው፣ ማን መኖሪያው በመቃብሮች ነበረው፣ እናም በሰንሰለቶች እንኳን ማንም ሰው አሱን ማሰር አልቻለም፣ በእርሱ ብዙ ጊዜ በእግር ሰንሰለቶች እና በሰንሰለቶች ስለታሰረ፣ እናም ሰንሰለቶቹ በእርሱ ስለተቀደዱ እና እግር ሰንሰለቶቹ ስለተሰበሰቡ፣ እናም ማንም እርሱን ለማስገዛት ስላልቻለ፣ እና በሁሉ ሌሊት እና ቀን በመቃብሮች እና በተራሮች ውስጥ ነበረ እየጮኹ እና ራሱን በድንጋዮች አየቆረጠ። ያየው ግን ኢየሱስን ከርቀት ሮጠና ሰገደለት። እና በታላቅ ድምፅ ያለቀስ ደላል፣ ምን ለእኔ እና ለአንተ፣ ኢየሱስ፣ የከፍተኛው አምላክ ልጅ? በአምላክ አለምንህ፣ አትሰቃየኝ። ደላል ነበር ለእርሱ፡ ውጣ፣ መንፈስ ርኩስ፣ ከዚህ ሰው። እና ጠየቀው፡ ምን ስምህ? እና መለሰ እያለ፡ ሌጌምን ስሜ ነው፣ ምክንያቱም ብዙዎች ነን። እና ከምድረ ውጭ እንዳይልካቸው በጣም ለመነው። እዚያ ወደ ተራራው የሚመገብ ታላቅ የአሣማ መንጋ ነበረ። እና ሁሉም አጋንንት እያሉ አበረታቱት፣ ወደ አሳማዎቹ ላከን፣ ወደ እነርሱ እንድንገባ። ኢየሱስም ወዲያውኑ

ፈቀደላቸው። ርኩሳን መናፍስት ወጥተው ወደ አሳማዎቹ ገቡ፤  
መንጋውም በገደሉ ወደ ባሕር ሮጠቸ፤ እንደ ሁለት ሺህ ያህል ነበሩ፤  
በባሕሩም ውስጥ ይታዩ ነበር። እነዚያ አሳማዎቹን የሚያሳድጉ ሸሹ  
እና ወደ ከተማዋ እና ወደ እርሻዎቹ አሳወቁ፤ እና የሆነውን ነገር ለማየት  
ወጡ። እና ወደ ኢየሱስ መጡ፤ እናም በዲሞን የተያዘውን ሰው  
ተቀምጦ፤ ለብሶ፤ እና ጤነኛ አክምሮ ያለው፤ ሌጌዎንን የነበረውን፤ አዩ፤  
እና ፈሩ። ወእለ ርኩሳን አገራቸው እንዴት ሆነ ለአጋንንት ለተያዘው ሰው  
ወስለ አሳማዎቹ። እና ከድንበሮቻቸው እንዲሄድ እርሱን ለመለመን  
ጀመሩ። እና ወደ መርከቡ ሲገባ፤ አጋንንት የተያዘው ሰው ከእርሱ ጋር  
እንዲሆን ለመነው። እና አልፈቀደላትም፤ ነገር ግን እንዲህ አለው። ወደ  
ቤትህ ወደ ዘመዶቻህ ሂድ እና ጌታ ለአንተ ያደረገውን እና ምሕረት  
ያደረገብህን ሁሉ አስታውቃቸው። ወሖረ፡ወአጎዘ፡ደሰብክ፡በዲካፖሊስ፡  
ኩሎ፡ዘገብረ፡ሎቱ፡ኢየሱስ፡ወኩሎሙ፡ደነቁ።

እና ኢየሱስ በመርከብ ወደ ማዶ እንደገና ሲያቋርጥ፤ ብዙ ሕዝብ  
ወደ እርሱ ተሰበሰቡ፤ እና በባሕር ዳር ነበረ። ወይመጣ አንድ አምነ  
መኳንንተ ምኩራብ ዘሰሙ ያደሮስ፤ ወርእዮ ሎቱ ይወድቅ ጎበ እገሪሁ።  
እና ብዙ ይለምናል እያለ፤ ትንሽ ሴት ልጁ በጣም አላት፤ ስለዚህ መጥተህ  
እጅቸህን ላይዋ ስትጭን ትድናለቸ እና ትኖራለች። እና ከእርሱ ጋር ሄደ፤  
እና ብዙ ሕዝብ እየተከተለው ነበረ፤ እና እየጨመቁት ነበሩ። እና አንዲት  
ሴት ለአስራ ሁለት ዓመታት በደም ፍሰት የነበረች እናም በብዙ ሕኪማን  
ብዙ ተሰቃይታ፤ ከራሷ ያለውን ሁሉ አውጥታ፤ ምንም ሳትረዳ፤ ነገር ግን  
ይልቁንም ወደ መጥፎ መጥታ፤ ስለ ኢየሱስ ሰምታ በሕዝቡ ውስጥ  
መጥታ ከኋላ የልብሱን ዳሰሰች። ትል ነበረች በራሷ፡ ከእነካ እንኳን  
የልብሶቹን፡ እድናለሁ። ወወዲያውኑ ተደረቀ የደሚ ምንጭ፤  
ወበሰውነቷ አወቀች ከጅራፍ እንደተፈወሰች። እና ወዲያውኑ ኢየሱስ  
ከእርሱ የወጣቸውን ኃይል በራሱ ውስጥ ያወቀ፤ ወደ ሕዝቡ ተመልሶ፤  
ማን ልብሶቹን ነካ? አለ። እና ደቀ መዛሙርቱ ይላሉት ነበር፤ ሕዝቡ  
እየጨመቁህ ሲሆን ታያለህ፤ እና ማን ነካኝ ትላለህ፤ ወይዘር፤ ነበረ፤  
ለማየት፤ ለአንተ፤ ገበረት፤ ዘንተ። ሴቲቱ ግን እየፈራች እና  
እየተንቀጠቀጠች፤ በእርሷ ላይ የሆነውን እያወቀች፤ መጣች እና ከእርሱ  
በፊት ወደቀች እና ሁሉንም እውነት ነገረችው። ሆኖም እርሱ አለላት፤

ሴት ልጅ፣ አምነትሽ አድኖሻል፣ ወደ ሰላም ሂጂ፣ እና ከመቅሰፍትሽ ጤነኛ ሁኒ። ገና እርሱ እያወራ ከየጉባኤው መሪ ደመጣሉ እያሉ፡ ሴት ልጅሽ ሞተች፣ አሁንም ለምን አስተማሪውን ታስቸግራለህ? ኢየሱስ ግን ወዲያውኑ የተነገረውን ቃል ሰምቶ ለምኩራቡ አለው፣ አትፍራ፣ አምነ ብቻ። እና ከጴጥሮስ፣ ከያዕቆብ እና ከያዕቆብ ወንድም ከዮሐንስ በስተቀር ማንም ከእርሱ ጋር እንዲከተለው አልፏቸዋል። እና ወደ የምኩራብ አለቃው ሴት ደመጣል፣ ግርግርና የሚያለቅሱትን እና በብዛት የሚያለቅሱትን ያያል። ወገብቶ ይብል ሎሙ፡ ለምነት ትደነግፁ ወትበክዩ፡ ውሎዱ አይሞተም፡ አላ ይነውም። ወይሳለቁ ቦቱ። ሆኖም ሁሉን አውጥቶ የልጁን አባት እና እናት እና ከእርሱ ጋር ያሉትን ወስዶ፣ ልጁ የተኛበት ወደ ነበረበት ገባ። እና የልጅቷን እጅ ይዞ፣ ታሊታ ኩሚ አላት፣ ይህም ተተርጉሞ ልጅቱ፣ ለአንቺ አላለሁ፣ ተነሺ ማለት ነው። እና በአፋጣኝ ሴት ልጅቱ ተነሳች እና ትመላለስ ነበረች፣ ለአስራ ሁለት ዓመታት ስለነበረች። እና በታላቅ ደንበር ተደነቀ። ወአዘዘ ሎሙ ብዙኅ ከመ አልቦ ዘይአመር ዘንተ፣ ወይቤ ለሀብ ላቲ ለበልዕ።

6

ወወጸ፡አምሀየ፡ወመጽአ፡ውስተ፡አገረ፡ርእሱ፡ወይተልውዎ፡ሎቱ፡ አርዳኢሁ። እና ሰንበት ሲሆን በጉባኤ ማስተማር ጀመረ፣ ብዙዎቻቸው እየሰሙ ተደነቁ እንዲህ ብለው፣ እነዚህ ለዚህ ከየት? ጥበብም የተሰጠቸው ለእርሱ ማን ናት? እንደዚህ ያሉ ኃይሎቻቸውም በእጃቸው ይሆናሉ? ይህ አናጺው፣ የማርያም ልጅ፣ የያዕቆብና የዮሴፍ የደሁዳና የስምዖን ወንድም አይደሉምን? እኅቶቹም እዚህ ዘንድ እኛ አይደሉምን? በእርሱም ተቆጡ። ኢየሱስ ግን እንዲህ ብሎ ነበር ላቸው፡ ነቢይ ያልተከበረ አይደለም በራሱ አገር እና በዘመዶቹ እና በቤቱ ካልሆነ በስተቀር። እና እዚያ ምንም ኃይል ማድረግ አልቻለም፣ ጥቂት ሕሙማን ላይ እጃቸውን አድርጎ ከመፈወስ በስተቀር። እና በእነርሱ አለማመን ምክንያት ተደነቀ። እናም በዙሪያው ባሉ መንደሮች እያስተማረ ይዘር ነበር።

እና ዘአስራ ሁለት ጠራ፣ እናም እነርሱን ሁለት ሁለት ለመላክ ጀመረ ፣ እናም ለእነርሱ የርኩሳን መናፍስት ሥልጣን ሰጠ ። ወአዘዘሎሙ ከመ ኢደንሥኑ ዘበ ውስተ መንገድ እንበለ በተር ባሕቲቱ፣ ኢቦርሳ፣ ኢአክል፣ ወኢብርት ውስተ ዘመዶሙ። ነገር ግን ሳንዳሎቸን ተጫምተው፣ እና ሁለት ቱኒኮቸን አደልበሱ። እና ወደ እነርሱ እየተናገረ ነበረ፣ የት ከሆነ ወደ ቤት ትገቡ፣ እስከ ከዚያ እስክትወጡ ድረስ እዚያ ቆዩ። እና ምንም ያህል ካልተቀበሉክቸሁ ወይም ካልሰሙክቸሁ፣ ከዚያ እየወጣቸሁ ከእግራቸሁ በታቸ ያለውን አቧራ ለምስክርነታቸው አንቀጥቅጡ። አሜን እላቸኋለሁ፣ ለዚያ ከተማ ደልቅ ለሰዶምና ለጎሞራ በፍርድ ቀን የበለጠ ተቀባይነት ይኖራል። ወወዲኦም፣ ደሰብኩ፣ ከመ፣ ደንስሑ። እና ብዙ አጋንንትን ያስወጡ ነበር፣ እና ብዙ ሕሙማንን በዘይት ደቀቡ ነበር እና ያሕዩ ነበር።

ወሰምዐ ንጉሥ ሄሮድስ፣ እስመ ግሉጽ ኮነ ስሙ፣ ወደብል ከመ ዮሐንስ መጠምቅ እምነ ምውታን ተንሥኦ፣ ወበአንተ ዝንቱ ይገብራ ትይላት ውስቴቱ። ሌሎቹ ኤልያስ ነው ደላሉ ነበር፣ ሌሎቹ ግን እንደ አንድ ከነብያት ነብይ ነው ደላሉ ነበር። ሄሮድ ግን ሰምቶ አለ፣ የትኛውን እኔ አንገት ቆረጥኩት ዮሐንስ፣ ይህ ነው፣ እርሱ ከሙታን ተነሣ። ምክንያቱም ሄሮድ ራሱ ልኮ ዮሐንስን ያዘው እና በእስር ቤት አሰረው በሄሮድያ ምክንያት፣ የወንድሙ የፊሊጶስ ሚስት፣ ምክንያቱም አሷን አግብቶ ነበር። ዮሐንስ ለሄሮድስ እንዲህ ይላል ነበር፣ የወንድምህን ሚስት ማግባት አይፈቀድልህም። ሄሮድያስ ግን ቂም ትይዘው ነበር እና ልትገድለው ትፈልግ ነበር፣ ግን አልቻለችም። ሄሮድ ዮሐንስን ፈራ፣ ምክንያቱም እርሱ ጻድቅ እና ቅዱስ ሰው መሆኑን ስለማወቅ፣ እና እርሱን ጠበቀ፣ እና የእርሱን ሲሰማ ብዙ አደረገ እና በደስታ የእርሱን ሰማ። ወሲሆን ምቹ ቀን መጣ፣ ሄሮድስ ለልደቱ ድግስ ለዓበይቱ ወለአዛዥቱ ወለመጀመሪያዎቹ የገሊላ አደረገ። ወመጸካ ወለተ ሄሮድያስ ወሰቂጣ ወአስተፈቀረት ለሄሮድስ ወለአለ ደሰመኩ ምስሌሁ፣ ደቤ ንጉሥ ለወለት፣ ስአሊኒ ዘእመ ትፈቅዲ፣ ወአሁበኪ። ወመሐለ ለዘ እስመ ዘእመ ትሰአለኒ እሁበከ እስከ መንፈቀ መንግሥትየ። ወአሷም ወጥታ ለአናቷ አለች፣ ምን እጠይቃለሁ፣ አሷም አለች፣ የዮሐንስ ጥምቀተኛ ራስ። ወገብአት፣ ፍጡነ፣ ምስለ፣ ፍጥነት፣ ጎበ፣ ንጉሥ።

ወሰክለት፡ እንዘ፡ትብል፡ አፈቅጅ፡ ከመ፡ ትሁብኒ፡ ፍጡነ፡ ላዕለ፡ ሰሃን፡  
ርእሱ፡ ዮሐንስ፡ መጠምቅ፡ እና ንጉሱ በጣም አዛኝ ሆኖ፡ በመሐላዎቹ  
እና ከእርሱ ጋር በተደገፉ ሰዎች ምክንያት እሷን ለመተው አልፏለችም።  
ወበፍጥነት፡ ንጉሡ፡ ገዳዩን፡ ከላከ፡ ርእሱን፡ እንዲመጣ፡ አዘዘ። እሱ ግን  
ሄዶ በእስር ቤት ውስጥ ራሱን አስቆረጠው፤ እና ራሱን በሳህን ላይ  
አመጣ እና ለልጅቷ ሰጣት፤ እና ልጅቷም ለእናቷ ሰጣት። ወሰሚዖም  
እሙንቱ ደቀ መዛሙርቲሁ መጽኑ ወነሥኑ ራሳሁ ወወደደዎ  
በመቃብር።

ወተጋባኑ መልአክት ተበ ኢየሱስ፡ ወአውሰብዎ ሎቱ ኩሎ፡ ወኩሎ  
ዘገብረ ወኩሎ ዘአስተምህረ። ወደቤሎሙ፡ ንዑ፡ አንትሙ፡  
ባሕቲትክሙ፡ ውስተ፡ በድሙ፡ መካን፡ ወአርፍዉ፡ ንኡሰ፡ አስመ፡ ብዙኃን፡  
እለ፡ የመጽኑ፡ ወእለ፡ የሐውሩ፡ ወለበልዕኒ፡ አልበሙ፡ ጊዜ። እና  
በመርከብ ወደ በረሃ ቦታ በራሳቸው ሄዱ። እና አየኋቸው አየሄዱ፤  
ብዙዎች አወቋቸው፤ ከሁሉም ከተሞች በእግር አዚያ አብረው ሮጡ፤  
ቀደሙአቸውና ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ወኢየሱስም ወጥቶ ብዙ ሕዝብ  
አየ፤ ወላያቸው ተራራ፤ ምክንያቱም አረኛ የሌላቸው ቦታችን እንደ ነበሩ፤  
ወብዙ ነገሮችን ሊያስተምራቸው ጀመረ። እና ሰዓቱ እጅግ ሲራዘም፤  
ደቀ መዛሙርቲ ወደ እርሱ ቀርበው እንዲህ አሉት፡ ይህ ቦታ ባዶ ነው፤  
እና ሰዓቱም እጅግ ራዝሟል። አሰናብታቸው፤ ወደ በዙሪያው ሜዳዎች  
እና መንደሮች ሄደው ለራሳቸው ዳቦ እንዲገዙ፤ የሚበሉት ነገር  
የላቸውምና። ሆኖም እርሱ መልስ ሰጥቶ አላቸው፤ እናንተ ስጧቸው  
ለመብላት። እና ይላሉት፡ ሄደን በሁለት መቶ ዲናሪዎች ዳቦ እንግዛና  
ለመብላት እንስጣቸው? ለእነርሱ ይላል፡ ስንት እንጂራዎች አላችሁ? ሂዱ  
እና ተመልከቱ። ያወቁ ከዚያም ይላሉ፤ አምስት እና ሁለት ዓሦች። እና  
ሁሉንም በጉጅሌዎች ጉጅሌዎች በአረንጓዴው ሳር ላይ እንዲተኙ  
አዘዘቸው። እና በቡድን ቡድን በመቶ እና በሃምሳ ተደገፉ። እና  
አምስቱን ዳቦዎች እና ሁለቱን ዓሣዎች ወስዶ ወደ ሰማይ ተመለከተ እና  
ባረከ፤ ዳቦዎቹንም ሰበረ እና ለደቀ መዛሙርት ደሰጥ ነበር ለእነርሱ  
እንዲያስቀምጡ፤ ሁለቱን ዓሣዎችም ለሁሉ ከፋፈለ። ወበልዑ ኩሎሙ  
ወጸገቡ። እና የቁርጥራጮቹን አስራ ሁለት ቅርጫቶች ሙሉ አነሱ፤ እና  
ከዓሣቸው። እነዚያ እንጂራዎቹን የበሉት አምስት ሺህ ወንዶች ነበሩ።

ወበእነተ፡ ዘእምድር፡ አስገደዱሙ፡ ለደቀ፡ መዛግብቲሁ፡ ደግባኩ፡  
ውስተ፡ መርከብ፡ ወደቅድምዎ፡ ውስተ፡ ማዕዶት፡ ጎብ፡ ቤተ፡ ሳይዳ፡ እስከ፡  
ውእቱ፡ ያስተሰርሑ፡ ለሕዝብ፡ እና ከእነርሱ ተሰናብቶ ወደ ተራራው  
ለመጸለይ ሄደ። ምሽት ሲደርስ መርከቡ በባህር መካከል ነበረ፤ እርሱ  
ደግሞ ብቻውን በመሬት ላይ ነበረ። እና እነርሱን እየተቀሳቀሱ  
እየተሰቃዩ አይቶ፡ ምክንያቱም ነፋሱ ተቃራኒያቸው ነበረ፤ እና  
በአራተኛው የሌሊት ጥበቃ ሰዓት በባህር ላይ እየተራመደ ወደእነርሱ  
መጣ፤ እና እነርሱን ማለፍ ፈለገ። ነገር ግን እነርሱ ስሱን በባሕር ላይ  
እየተራመደ ባዮት ጊዜ መንፈስ ደመስላል ብለው አሰቡ እና ጮኹ ሁሉም  
እርሱን ስለ ርኢኩ ተረበኹ። ብፍጥነት ምስሌሆም ተናገረ እና እንዲህ  
አላቸው፡ ተጽናኑ፤ እኔ ነኝ፤ አትፍሩ። ወዐርግ፡ ውስተ፡ መርከብ፡ ጎቤሆሙ፡  
ወአርመሙ፡ ነፋስ፡ ወጥቀ፡ እምብዙሳ፡ በውስቴቸሙ፡ ደነቁ፡ ወጎደጉ።  
ምክንያቱም በዳቦዎቹ ላይ አልተረዱም፤ ነገር ግን የእነርሱ ልብ  
የተጠነከረ ነበረ።

ወተሰግሮሙ፡ ሖሩ፡ ላዕለ፡ ምድረ፡ ገነሳሬት፡ ወተቀመጡ። ወእምዘ  
ወጽኡ እምነ መርከብ ወዲያውኑ ዐወቅዎ። በዚያ አካባቢ ሁሉ ዘሩ እና  
በመጥፎ ሁኔታ ያሉትን በአልጋዎቻቸው እዚያ እንዳለ የሰሙበትን ቦታ  
ሁሉ እያዘሩ ጿመሩ። እና የት እንደሚገባ ወደ መንደሮቹ ወይም ወደ  
ከተሞቹ ወይም ወደ ሜዳዎቹ፤ በገበያዎቹ ሕሙማንን ያስቀምጡ ነበር  
እና የልብሱን ጫፍ እንኳን እንዲነኩ ይለምኑት ነበር፤ እና የእሱን የነኩት  
ሁሉ ይድኑ ነበር።

7

ወደትጋባኩ፡ ጎቤሁ፡ ፈሪሳውያን፡ ወበሙ፡ እምነ፡ ጸሐፍት፡ እለ፡ መጽኡ፡  
እምኢ የሩሳሌም። እና አንዳንድ የእርሱን ደቀ መዛሙርት በጋራ እጆቹ፤  
ይህም ማለት ያልተታጠቡ፤ እንጂራ እየበሉ ባዩ፤ ተቸገሩ። ፈሪሳውያንሰ፡  
ወኩሉ፡ አይሁድ፡ ስሙ፡ በጡጥ፡ እደሞሆምሰ፡ አይሳፅቡ፡ አይበልዑ፡  
እስሙ፡ ሥርዓተ፡ ሊቃውንት፡ የዐቅቡ። እና ከገበያ የሚመጡ ከሆነ  
ካልታጠቡ አይበሉም፤ እና ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ የተቀበሉዋቸው  
ለመጠበቅ፤ የጽዋዎቹ ታጠቢያዎቹ እና የማንቂያዎቹ እና የነሐስ

ዕቃዎች እና የአልጋዎች። ከዚያ ፈሪሳውያንና ጸሐፍት ይጠይቁታል፤  
እምነት የአንተ ደቀ መዛሙርት እንደ ሸማግሌዎች ወግ አይሄዱም፤ ነገር  
ግን ያልታጠቡ እጆች ዳቦን ይበላሉ? ሆኖም መልስ ሰጥቶ እንዲህ  
አላቸው፡ በደንብ ተነበየ ኢሳይያስ ስለ እናንተ ስለ ተመሳሳዮች፤ እንደ  
ተጻፈው፡ ይህ ሕዝብ በከንፈሮቻቸው እኔን ያከብራል፤ ሆኖም ልባቸው  
ርቆ ይርቃል ከእኔ። ባዶ ግን ያመልኩኛል፤ የሰዎችን ትእዛዞች እንደ  
ትምህርት እያስተማሩ።

የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተታቸው የሰዎችን ወግ ትይዛላቸው፤  
የማንቆርቆሪያዎችንና የጽዋዎችን ታጠቢያዎች እንዲሁም ሌሎች  
ተመሳሳይ ብዙ ነገሮችን ታደርጋላቸው። እና እንዲህ ይላቸው ነበር፤  
የራሳቸውን ወግ ለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በደንብ  
ተተዋላቸው። ሙሴ ለ አለ፡ አባትህን እና እናትህን አክብር፡ እና አባትን  
ወይም እናትን በክፉ የሚናገር በሞት ይሞት። አንተም ግን ትላላቸው፤  
ሰው ለአባቱ ወይም ለእናቱ ቆርባን ብሎ ከተናገረ፤ ይህም ስጦታ ነው፤  
ከእኔ የምትጠቀምበት፤ ወኪሉን ከ፡ ትፈቅዱ፡ ሎቱ፡ ዘእንበለ፡ ይግበር፡  
ለአቡሁ፡ ወለእሙ። የእግዚአብሔርን ቃል በእናንተ ወግ የምታስረክቡት  
ማስወገድ ታደርጋላቸው፤ እና እንደዚህ ያሉ ተመሳሳይ ብዙ ነገሮች  
ታደርጋላቸው። ወጽውዎ ኩሉ ዘሕዝብ ወይብሎሙ፡ ስምዑኒ ኩልክሙ  
ወተለብሙ። ከሰው ውጭ የሚገባ ወደ እርሱ እርሱን ማረከስ የሚችል  
ምንም ነገር የለም፤ ነገር ግን የሚወጡት ናቸው ሰውን የሚያረክሱት።  
እና ከሕዝቡ ወደ ቤት በገባበት ጊዜ፤ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ምሳሌው  
ይጠይቁት ነበር። እና እንዲህ ይላቸዋል፤ እናንተም እንደዚሁ ያለ ግንዛቤ  
ናቸው? ገና አልገባቸውምን? ምክንያቱም ከውጭ የሚገባው ሁሉ ወደ  
ሰው ውስጥ እሱን ማረከስ አይችልም። ምክንያቱም ወደ ልቡ አይገባም፤  
ነገር ግን ወደ ሆዱ፤ እና ወደ ሸንት ቤት ይወጣል፤ ሁሉንም ምግቦች  
ያጸዳል። ይላል ነበር ግን፤ ከሰው የሚወጣው ያ ነው ሰውን  
የሚያረክሰው። ከውስጥ ነው፤ ምክንያቱም ከሰዎች ልብ መጥፎ  
አስተሳሰቦች ይወጣሉ፤ ዝሙት፤ ዝሙት፤ ግድያ። ስርቆቶች፤  
ስግብግብነቶች፤ ክፋቶች፤ ማጭበርበር፤ ዝሙት፤ ክፉ ዓይን፤ ስድብ፤  
ትዕቢት፤ ሞጃነት፤ ይህ ሁሉ ክፉ ከውስጥ ይወጣል እና ሰውን ያረክሳል።

ወከዚያ ተነሥቶ ሄደ ውስተ ድንበረ ጢሮስ ወሲዶን። ወቦክ ውስተ ቤት፡ አልፎ ዘያክምሮ ምንተኒ፡ ወኢክህለ ዘይተገባእ። ስለእርሱ የሰማቸው አንዲት ሴት፡ ትንሿ ሴት ልጇ ርኩስ መንፈስ የነበረባት፡ መጥታ ወደ እግሮቹ ወደቀች። ወ ግን ሴቲቱ ግሪክ ነበረች፡ ሶሮሬኒቅያዊት በ ዘር፡ እና ጠየቀችው አጋንንቱን ከ ሴት ልጅዋ አንዲያወጣ። ግን ኢየሱስ አለቻት፡ መጀመሪያ ልጆቹ ደርኩ፡ የልጆቹን ዳቦ ወስዶ ለውሾቹ መጣል ጥሩ አይደለምና። ወእሳ ግን መለሰች እና ትለዋለች፡ አዎ ጌታዬ፤ ውሾቹም በጠረጴዛው ስር ከልጆቹ ቁርጥራጮች ይበላሉ። እና አለላት፡ በዚህ ቃል ምክንያት ሂጁ፡ አጋንንቱ ከሴት ልጅሽ ወጥቷል። ወሄደች ወደ ቤቷ አገኘች ልጇን በአልጋው ላይ ተጥሎ እና አጋንንቱ ወጥቶ።

እና እንደገና ከጢሮስ እና ከሲዶን ድንበሮች ወጥቶ፡ በዴካፖሊስ ድንበሮች መካከል በኩል ወደ ገሊላ ባሕር መጣ። ወያመጡ ለእግዚአብሔር ደንቁረ ዘይተሐምል በቃል፤ ወይለምንም ከመ ደሥደም ላዕሌሁ እዳሁ። እና ከሕዝቡ ወስዶ በራሱ፡ ጣቶቹን ወደ ጂሮዎቹ አስገባ፤ እና ተፍቶ ምላሱን ነካ። እና ወደ ሰማይ ተመልክቶ ተቃኘ፤ እና ለእርሱ ይላል፡ ኤፍፋታ ይህም ማለት ተከፈት ማለት ነው። ወብሱ ተከሥተ እዝኑ ወተፈትሐ ማሕተም ልሳኑ ወተናገረ በጽድቅ። እና አዘዘላቸው እንዲሁ ለማንም እንዳይናገሩ፡ ግን እርሱ ምን ያህል ላቸው ሲያዘዝ፡ ይልቁንም ከዚያ በላይ ይሰብኩ ነበር። እናም በልዕልና ያለ መጠን ተደነቀ እንዲህ እያሉ፡ ሁሉን በደንብ አድርጓል፤ ዓባዮችንም እንዲሰሙ ያደርጋል፤ ዓላሎችንም እንዲናገሩ ያደርጋል።

8

በእነዚያ ቀናት እንደገና ብዙ ሕዝብ ሲኖር እና የሚበሉት ነገር ሳይኖራቸው፡ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ እንዲህ አላቸው፤ በሕዝቡ ላይ ርሳራኔ አለኝ፤ ምክንያቱም አስቀድሞ ሦስት ቀናት ከእኔ ጋር ቆይተዋል እና የሚበሉት ነገር የላቸውም። እና እንደ አለቅቃቸው ራብተኞች ወደ ቤታቸው፡ በመንገድ ይደክማሉ፤ ምክንያቱም እንዳንዶቻቸው ከርቀት መጥተዋል። እና መለሱ ለእርሱ ደቀ መዛሙርቱ፡ ከየት ይቸላል ማንም እዚህ በዚህ በረሃ እነዚህን በዳቦ

ያጠግባቸው? እና ጠየቃቸው፣ ስንት እንጂራ አላቸው? እነርሱም አሉ፣ ሰባት። እና ለሕዝቡ አዘዘ በምድር ላይ እንዲደገፉ፣ እና ሰባቱን እንጂራዎቻቸው ወስዶ አመሰገነ፣ ሰበረ እና ለደቀ መዛሙርቱ ደሰጥ ነበር እንዲያቀርቡ፣ እናም ለሕዝቡ አቀረቡ። ወነበሮሙ፡ ዓሣ፡ ንኲሳን፡ ሳቡረ፡ ወባረከሙ፡ ደቤ፡ ለአንበሮ፡ ሎቶሙኒ። በሉ እና ተሞሉ፣ እናም የቀሩትን ቁርጥራጭቸው ሰባት ቅርጫቶቻቸው አነሱ። ነበሩ ግን እንደ አራት ሺህ ፣ እና አሰናበታቸው ። እና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወዲያውኑ ወደ መርከቡ ገብቶ ወደ ዳልማኑታ አካባቢዎቻቸው መጣ።

እና ፈሪሳውያን ወጡ እና ከእርሱ ጋር ለመከራከር ጆመሩ፣ ከሰማይ ምልክት እየፈለጉ እና እርሱን እየሞከሩ። እናም በመንፈሱ ጠለቅ ያለ ቃና አውጥቶ እንዲህ አለ፣ ይህ ትውልድ ለምን ምልክት ይፈልጋል፣ አሜን እላቸኋለሁ፣ ለዚህ ትውልድ ምልክት አይሰጥም። እና ተቶአቸው ወደ መርከቡ ገብቶ እንደገና ሄደ።

ወረሰዩ እንጂራዎቻችን ለመውሰድ ፣ ወአንድ እንጂራ እንጂ ከራሳቸው ጋር በመርከቡ ውስጥ አልነበራቸውም ። ወይእዘዝ ሎሙ እንዘ ደብል፣ ርአዩ፣ ተዐቀቡ እምነ እርሶ ዘፈሪሳውያን ወእምነ እርሶ ዘሄሮድስ። እና እርስ በርሳቸው እየተከራከሩ ዳቦ የለንም ብለው ነበር። እና ኢየሱስ ሲያውቅ እንዲህ አላቸው፡ ምን እንጂራ ስለሌላችሁ ታስባላችሁ? ገና አልተረዳችሁም ወይም አላስተዋላችሁም? ገና ልባችሁ ጠንክሮ ነው? አይኖች ያላችሁ አታዩም፣ ጂሮዎች ያላችሁ አትሰሙም፣ እናም አታስታውሱም፣

ጊዜ አምስቱን እንጂራዎቻቸው ለአምስት ሺህ ሰዎች ሲሰብር፣ ስንት ቅርጫቶቻቸው የተሞሉ ቁርጥራጭቻችን አነሳችሁ? ለእርሱ ይላሉ፣ አስራ ሁለት። ወጊዜ ዘሰባቱ ውስተ አርባዕቱ ሺህ፣ ስንተ መሰላት መልካተ ቀሩጣት ነሣእክሙ ወእሙንቱሰ ደቤሉ፣ ሰባቱ። እና እሱ እያለ ነበር ለእነርሱ፣ ገና አልገባችሁም?

ወይመጣ ወስተ ቤተ፡ሳይዳ። ወያመጽኑ ሎቱ ዕዉረ ወይለምንዎ ከመ የገሥሡ። እናም የዕውር ሰውን እጅ ደዘ ከመንደሩ ውጭ

አወጣው፣ እና ወደ አይኖቹ ተፍቶ፣ አጃቹን ላይ አስቀምጦ ጠየቀው፣  
ምንም ነገር ታያለህ? ወአይቶ እያለ፣ ሰዎቻችን እንደ ዛፎቹ እየተመለሰሱ  
እያየሁ ነኝ። ከዚያ እንደገና አጃቹን በዓይኖቹ ላይ አደረገ እና  
እንዲመለከት አደረገው፣ እና ተመለሰ፣ እና ሁሉንም በግልጽ ተመለከተ።  
ወለአኩ፣ ውስተ፣ ቤቱ፣ እንዘ፣ ደብል፣ ወኢ፣ ትባእ፣ ውስተ፣ ሀገር፣ ወኢ፣  
ትበል፣ ለአሐዱ፣ ውስተ፣ ሀገር።

ወአየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ዓፄ ልጁን ቂሣርያ መንደሮቹ  
ወጣ፤ በመንገድም ላይ ደቀ መዛሙርቱን እያለላቸው ጠየቀ፤ ሰዎቹ እኔ  
ማን እንደሆንኩ ይላሉ? እነሱ ግን መለሱ፣ ዮሐንስ የጥምቀት ሰጪ፤ እና  
ሌሎች ሌልያስ፤ ሌሎች ግን አንድ ከነቢያት። እና እርሱ ወደ እነርሱ ይላል፤  
እናንተ ግን እኔን ማን እንደሆንኩ ተላላቸሁ? ጴጥሮስ መልስ ሰጥቶ ወደ  
እርሱ ይላል፤ አንተ ክርስቶስ ነህ። እና ገሠጸ ሎሙ ከመ ለአልቦ ደብሉ  
በእንቲአሁ።

ወጂመረ ሊያስተምራቸው ስለ ዘሰው ልጅ ብዙ መሰቃየት፣ ወከ  
ሸማግሌዎቹ ወከ ካህናት አለቆቹ ወከ ጸሐፊዎቹ መቀበል፣ ወመገደል፣  
ወበኋላ ሦስት ቀናት መነሳት አስፈላጊ መሆኑን። ወበግልጽ ቃሉን  
ተናገረ። ጴጥሮስም እርሱን ወስዶ ሊገስጸው ጂመረ። ሆኖም እርሱ  
ተመልሶ ደቀ መዛሙርቱን አይቶ ለጴጥሮስ ገሠጸው እያለ፣ ከኋላዬ ሂድ፣  
ሰይጣን፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ነገር አታስብም፣ ነገር ግን  
የሰዎቻችን ነገር ታስባለህ።

ወጸውዖ ሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ፣ ወይቤሎሙ፣ ዘይፈቅድ ድኅራዔ  
ይትሌወኒ፣ ያስተዋድክ ርክሶ፣ ወይንሣክ መስቀሎ፣ ወይተሌወኒ። ማን ለ  
የራሱን ነፍስ ማዳን ይፈልግ ያጠፋታል፤ ማን ግን የራሱን ነፍስ ስለ እኔ  
እና ስለ ወንጌል ያጠፋ፣ ይህ ያድናታል። ምን ለ ደጠቅመዋል ሰውን እንደ  
ያገኝ ዓለምን ሙሉ፣ እና ያጣ ነፍሱን፤ ወይስ ሰው ለነፍሱ ምትክ ምን  
ይሰጣል? ማንም ለእኔ እና ለእኔ ቃላት በዚህ አመንዝራ እና ኃጢአተኛ  
ትውልድ ያፍራል፣ የሰው ልጅም በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክት ጋር  
ሲመጣ እሱን ያፍራል።

እናም ወደ አነርሱ እያለ ነበር፤ አሜን አላቸኋለሁ ምክንያቱም እዚህ ከቆሙት አንዳንዶቹ ናቸው፤ እነማን የእግዚአብሔርን መንግሥት በታይል መጥታ እስኪያዩ ድረስ ሞትን አይቀምሱም።

ወእምኛሳረ፡ ስኑስት፡ ቀናት፡ ወሰደ፡ ኢየሱስ፡ ለጴጥሮስ፡  
ወለያዕቆብ፡ ወለዮሐንስ፡ ወአዕረገ፡ ሎሙ፡ ውስተ፡ ተራራ፡ ልዑል፡  
ባሐቲቶሙ፡ ብቻሆሙ፡ ወተለወጠ፡ ቅድሚያሆም። እና አልባሳቱ  
የሚያብረቀርቅ ሆነ፤ በጣም ነጭ እንደ በረዶ፤ በምድር ላይ ያለ  
ማንኛውም ልብስ ማጠቢያ እንዲህ ማነጻት የማይችል። ወታዮ፡ አሙንቱ፡  
ኤልያስ፡ ምስለ፡ ሙሴ፡ ወሀለዉ፡ እንዘ፡ ይትናገሩ፡ ምስለ፡ ኢየሱስ፡ ወመለስ፡  
ጴጥሮስ፡ ወደቤሎ፡ ለኢየሱስ፡ ረቢ፡ ጥሩ ነው እኛ እዚህ መሆናችን፤ እና  
ሦስት ድንኳኖቻችን እንስራ፡ ለአንተ አንዱን፡ ለሙሴ አንዱን እና ለኤልያስ  
አንዱን። አላወቀም ምን ይናገር፤ ለመሆኑም የደነገጡ ነበሩ። እና ሆነ  
ደመና እየጋረዳቸው፤ እና ድምጽ ከደመናው መጣ እያለ፤ ይህ የኔ ተወዳጅ  
ልጅ ነው፤ እርሱን ስሙ። እና በድንገት ዙሪያቸውን ሲመለከቱ  
ከእንግዲህ ማንንም አላዩም፤ ነገር ግን ኢየሱስን ብቻ ከራሳቸው ጋር  
አዩ። ሲወርዱ ግን እነሱ ከተራራው አዘዘቸው ለማንም  
እንዳይነግሯቸው የተመለከቱትን፤ ከሆነ በስተቀር የሰው ልጅ ከሙታን  
ሲነሳ። እና ቃሉን ያዙ፤ በራሳቸው መካከል እየተከራከሩ ከሙታን መነሳት  
ምን ማለት እንደሆነ። እና እያሉ ደጠደቁት ነበር፤ ጸሐፍት ኤልያስ  
መጀመሪያ መምጣት አለበት ይላሉ። ውን ግን መልስ ሰጥቶ አላቸው፤  
ኤልያስ እንደሆነ መጀመሪያ መጥቶ ሁሉን ያስመልሳል፤ እና እንዴት  
ተጽፏል የሰው ልጅ ላይ ብዙ እንዲሰቃይ እና እንዲንቀዋል? ነገር ግን  
እላለሁ ለእናንተ ሆነ እንዲሁም ኤልያስ መጥቷል፤ እና አደረጉ ለእርሱ  
ብዙ ፈለጉ፤ እንደ ተጽፏል ላይ እርሱ።

ወመጺኡ ኅበ ደቀ መዛሙርት ርእዩ ሕዝብ ብዙኅ ዙሪያሆም  
ወጸሐፍተ እለ ይትናገሩ ምስሌሆም። እና ወዲያውኑ ሕዝቡ ሁሉ ባዩት  
ጊዜ ተደነቁ፤ እና እየሮጡ ሰላምታ ሰጡት። ወጠየቀ ለጸሐፍት፡ ምንት  
ትከራከሩ በመካከላችሁ። እና አንድ ከ ሕዝቡ መልስ ሰጥቶ አለ፤

መምህር፣ ልጄን ወደ አንተ አመጣሁ፣ ዘይናገር መንፈስ ያለው። እና የት ቢደዘውም ደወርወረዋል፣ ያረፍሳል፣ ጥርሶቹን ይቀጭጭዋል፣ ይደርቃል፣ እናም ለደቀ መዛሙርትህ እንዲያውጡት አልኳቸው። ግን አልቻሉም። ይህ ግን መልስ ሰጥቶ ለእርሱ ይላል፣ ኮ የማያምን ትውልድ፣ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ? እስከ መቼ አታገላቸዋለሁ? አምጡት ወደ እኔ። እና አመጡት ወደ እርሱ። እና ወዲያውኑ ሲያየው መንፈሱ አንቀጠቀጠው፣ እና መሬት ላይ ወድቆ እየአረፈ ተንከባለለ። እና የእርሱን አባት ጠየቀው፣ ይህ ለእርሱ ምን ያህል ጊዜ ሆኖአል? እርሱም አለ፣ ከልጅነት። እና ብዙ ጊዜ እርሱን ወደ አባት ጣለው እና ወደ ውሆቹ፣ ይህም እርሱን ያጠፋው፣ ነገር ግን የምትቸለው ነገር ካለ፣ በእኛ ላይ ርሳራቴ በማድረግ እርዳን። ግን ኢየሱስ አለው ለእርሱ ማመን ከቻልክ፣ ሁሉ ነገር ይቻላል ለሚያምን። ወበእንተዘአምድር፣ ጸርጎ፣ አቡሁ፣ ለውሎድ፣ ምስለ፣ አንባዕ፣ ወደቤ፣ አመልክ፣ እግዚአ፣ ረድኦ፣ በኢማንትየ። ኢየሱስ ሕዝብ እየሮጠ እየተሰበሰበ ሲያይ፣ ርኩስ መንፈስን ገሠጸው እንዲህ ብሎ፣ አንተ ዘይናገር እና ዘይሰምዕ መንፈስ፣ እኔ እዘዝሃለሁ፣ ከእርሱ ውጣ እና ከእንግዲህ ወደ እርሱ አትግባ። ወጮኅ ውብዙኅ አንቀጠቀጦ ወፃ፤ ወኮነ ከመ ሙት እስከ ብዙኃን ይብሉ እስመ ሞተ። ግን ኢየሱስ እጁን ይዞ አነሳው፣ እና ተነሳ። እና ወደ ቤት ከገባ በኋላ፣ ደቀ መዛሙርቱ በብቻቸው እኛ ለምን ማስወጣት አልቻልንም? ብለው ጠየቁት። ወአመሮሙ፣ ዝዘር፣ በምንተኒ፣ ኢይክል፣ ለውጽኦ፣ ዘእንበለ፣ በጸሎት፣ ወጸም።

እናም ከዚያ ወጥተው በገሊላ እያለፉ ነበር፣ እና አንድ ሰው እንዲያውቅ አልፈለገም። ይማር ነበር ለደቀ መዛሙርቱ እና ይላቸው ነበር፣ ምክንያቱም የሰው ወልድ ወደ የሰዎች እጆች ይሰጣል፣ እና ይገድሉታል፣ እና ተገድሎ በሦስተኛ ቀን ይነሳል። እነርሱ ግን ቃሉን አልተረዱም፣ እና እርሱን ለመጠየቅ ፈሩ።

ወመጣ ወስተ ካፐርናሁም፣ ወበ ቤት ሆኖ ጠየቆሙ፣ ምንት በ መንገድ በመካከላቸው ትነጋገሩ ነበራቸው? እነሱ ግን ዝም አሉ፣ ምክንያቱም በመንገዱ ላይ ማን ታላቅ እንደሆነ እርስ በርሳቸው ተወያይተው ነበር። ወተቀምጦ ጸውዐ ዐሠርተ ወክልኤተ ወይብል

ሎሙ፡ አመ ዘይፈቅድ ቀዳሚ ከመ ደኩን፡ ደከውን ዘኩሉ ደጋሪ ወዘኩሉ  
አግባር። ወአንሥኦ ሕፃነ ኦቀመ ኪያሁ በማእከሎሙ፤ ወአቀፎ ኪያሁ  
ደቤሎሙ። ማንም አንድን ከእነዚህ እንደዚህ ያሉ ልጆቹ በሰሜ  
የሚቀበል፤ እኔን ደቀበላል፤ እናም ማንም እኔን የሚቀበል፤ እኔን  
አይደለም የሚቀበለው፤ ነገር ግን ያስላከኝን ነው። መለሰ ዮሐንስ ለእሱ  
እንዲህ እያለ፡ መምህር፤ አንድን በሰምህ አጋንንትን እያወጣ አየን፤  
ዘአይከተለንን፤ እናም ከለከልነው፤ ስለ አይከተለንም። ግን ኢየሱስ አለ፤  
አትከልክሉት፤ ማንም የለም ማን በሰሜ ኃይልን ያደርጋል እና በፍጥነት  
ክፉ ሊናገረኝ ይችላል። ማን ለእናንተ ላይ አይደለም፤ ለእናንተ ነው።  
ማንም ለእናንተ ጽዋ ውሃ በሰሜ ያጠጣ፤ ስለ ክርስቶስ ናቸው፤ አሜን  
እላለሁ ለእናንተ፤ በፍጹም ደመወዙን አያጣም።

ወዘያስሰቅል፡አሐደ፡እምእሉ፡ንኩሳን፡እለ፡የአምኑ፡ውስቴተ፡አነ፡  
ሠናይ፡ውእቱ፡ሎቱ፡ዘይልህ፡አመ፡ይትከደን፡ኩኩሕ፡ዘአድያም፡ውስተ፡  
ክሳዱ፡ወይትወደይ፡ውስተ፡ባሕር። ወአመ ያስተዐንቅፊከ አዱከ፡ ቍረዳ።  
ሠናይ ለከ ውእቱ ሕዙዘ ውስተ ሕይወት ለመብጻሕ፡ ወኢኮነ ክልኤተ  
እደወ ዘለከ ለሐር ውስተ ገሃነም፡ ውስተ አሳት እንተ ኢትጠፍኦ። በየት  
ትላቸው አይሞትም እና እሳቱ አይጠፋም። እና እግርህ ካስተጓጎልህ  
ቁረጠው፤ ሰንካላ ሆነህ ወደ ሕይወት መግባትህ ሁለት እግሮቹ ደዘህ  
ወደ ገሃነም ወደ የማይጠፋው አሳት ከመጣልህ ይሻልሃል። የት ትላቸው  
አይሞትም እና እሳቱ አይጠፋም። እና እንደ አይንህ አንተን ያስተጋባህ፤  
አውጣው፤ ጥሩ ነው ለአንተ በአንድ አይን ወደ እግዚአብሔር  
መንግሥት መግባት፤ ከሁለት አይኖቹ ደዘህ ወደ አሳት ገሃነም መሄድ።  
የት ትላቸው አይሞትም እና እሳቱም አይጠፋም። ሁሉ ለ በአሳት  
ይጨዋል፤ እና ሁሉ መሥዋዕት በጨው ይጨዋል። ጨው ጥሩ ነው፤ ግን  
ጨው ጨው-አልባ ከሆነ በምን ታቀምሙ-ታላቸው? በራሳቸው ጨው  
ይዙ እና በእርስ በርሳቸው ተሰላሙ።

እና ከዚያ ተነስቶ ወደ ይሁዳ ድንበሮቹ በዮርዳኖስ ማዶ መጣ፤ እና  
እንደገና ሕዝቦቹ ወደ እርሱ አብረው መጡ፤ እና እንደ ልማዱ፡ እንደገና

ያስተምራቸው ነበር። ወመጥተው እነ ፈሪሳውያን እየሞከሩት ደጠደቁት ነበር፤ ለሰው ሚስቱን ለመፍታት ደፈቀድ እንደ? ሆኖም እርሱ መልስ ሰጥቶ ላቸው አለ። ሙሴ ምን አዘዘላቸው? እነርሱ ግን እንዲህ አሉ። ሙሴ የፍቺ መጽሐፍ እንዲጻፍና እንዲፈታ ፈቅዶለታል። እና ኢየሱስ መልስ ሰጥቶ ወደ እነርሱ አለ። ለእናንተ የልብ ጠንካራነት ምክንያት ይህን ትእዛዝ ለእናንተ ጻፈ። ነገር ግን ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ አምላክ ወንድና ሴት አደረጋቸው። በዚህ ምክንያት ሰው አባቱን እና እናቱን ይተዋል፤ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል፤ እና ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ስለዚህ ከእንግዲህ ሁለት አይደሉም። ነገር ግን አንድ ሥጋ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የጣመረውን ሰው አይለይ። ወወደ ቤቱ እንደገና ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ ደጠደቁት ነበር። ወይልምም፣ ማን ቢሆን ሚስቱን ያሰናብት እና ሌላን ያገባ፣ በላዩ ያመንዝራል። እና እንደ ሴት ወንዱን ያሰናበተች ሌላን ብትጋባ፣ ትመሰክራለች።

ወይመጽኡ፡ ሎቱ፡ ደቀቀ፡ ከመ፡ ዚካሆሙ፡ ደግሰሱ፡ ወአርዳኪሁ፡ ደገሥጹ፡ ለእለ፡ ያመጽኡ። ኢየሱስ ግን ይህን ባዩ ተቆጣ እና እንዲህ አላቸው። ልጆቼ ወደ እኔ እንዲመጡ ፍቀዱ። እና አትከለክሉክቸው። የእግዚአብሔር መንግሥት የእንደዚህ ያሉ ስለሆነ። አሜን እላለሁ ለእናንተ፣ ማንም የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ ሕፃን ካልተቀበለ፣ ወደ እሷ ፈፀሞ አይገባም። እና አቅፎአቸው፣ እጃቸው ላያቸው እያደረገ ባረካቸው።

እና ወደ መንገድ ሲወጣ፣ አንድ ሰው ሮጦ መጥቶ ተነበርክኮ፣ መምህር ጥሩ፣ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ለመውረስ ምን አደርጋለሁ? ብሎ ጠየቀው። ይህ ግን ኢየሱስ አለው ለእርሱ፣ ለምን እኔን ጥሩ ትላለህ? ማንም ጥሩ አይደለም በስተቀር አንድ አምላክ። ትእዛዛትን ታውቃለህ፤ አታመስክር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ ሐሰተኛ ምስክርነት አትስጥ፣ አትነጥቅ፣ አባትህንና እናትህን አክብር። እርሱ ግን መልስ ሰጥቶ አለው፣ መምህር፣ እነዚህን ሁሉ ከወጣትነቴ ጀምሮ ጠብቄአለሁ። ግን ኢየሱስ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደደው እና አለው፣ አንድ ነገር ይጎድልሃል፣ ፍጹም ለመሆን ከፈለግህ፣ ሂድ፣ ያለህን ሁሉ ሸጠው ለድሆች ስጥ፣ እና በሰማይ

ሀብት ትደዛለህ፤ እና ና መስቀልህን አንስተህ ተከተለኝ። ሆኖም እርሱ በቃሉ ላይ ያለመ እና በሐዘን ሄደ፤ ምክንያቱም ብዙ ንብረቶች ነበሩት።

እና ኢየሱስ ከዙሪያው ተመልክቶ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፤ ገንዘብ ያላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በምን ያህል ችግር ይገባሉ። ደቀ መዛሙርት ደግሞ በቃላቱ ተደነቁ። ኢየሱስ ደግሞ እንደገና መልሶ እንዲህ አላቸው፤ ልጆቹ፤ በሀብት የሚታመኑ ወደ የእግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት አስቸጋሪ ነው። ግመል በመርፌ ቀዳዳ ውስጥ ከመግባት ይልቅ ሀብታም ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ቀላል ነው። እነሱ ግን በጣም ተደነቁ ወደ አራሳቸው እያሉ፤ እና ማን መዳን ይችላል? ኢየሱስ ወደ እነርሱ ተመልክቶ ይላል፤ ከሰዎች የማይቻል ነው። ግን ከእግዚአብሔር አይደለም፤ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚቻል ነው። ጴጥሮስ ለእርሱ ለመናገር ጀመረ፤ እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከትለንሃል። መልስ ሰጥቶ ግን ኢየሱስ እንዲህ አለ፤ ሐሜን አላቸኋለሁ፤ ማንም የለም ቤቱን ወይም ወንድሞቹን ወይም አህቶቹን ወይም አባቱን ወይም እናቱን ወይም ሚስቱን ወይም ልጆቹን ወይም እርሻዎቹን በእኔ ምክንያት እና በወንጌሉ ምክንያት የተወ፣ ካልወሰደ በዚህ ጊዜ ካሁን ከሰደቶች ጋር መቶ አጥፍ ቤቶችን እና ወንድሞችን እና አህቶችን እና አባትን እና እናትን እና ልጆችን እና እርሻዎችን፤ እና በሚመጣው ዘመን ዘለዓለማዊ ሕይወትን። ብዙዎች ግን መጀመሪያዎቹ መጨረሻዎች ይሆናሉ፤ እና መጨረሻዎቹም መጀመሪያዎቹ ይሆናሉ።

ግን በመንገዱ ወደ ኢየሩሳሌም እየወጡ ነበሩ፤ እና ኢየሱስ ቀድሞ አድርጎ እየመራቸው ነበረ፤ እና ተደነቁ፤ እና እየተከተሉ ፈሩ። እና እንደገና ዐሥራ ሁለቱን ወስዶ ሊደርስበት ስለሚገባው ላቸው ለመናገር ጀመረ። ምክንያቱም እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንሄዳለን እና የሰው ልጅ ለሊቃነ ካህናትና ለጸሐፊዎች ይሰጣል፤ እና በሞት ይፈርዱበታል እና ለአሕዛብ ይሰጡታል። እና ይሳለቁበታል፤ ይገርፉታል፤ ይተፉበታል፤ እና ይገድሉታል። በሦስተኛው ቀን ግን ይነሳል።

እና ያዕቆብና ዮሐንስ የዘበዴዎስ ልጆች ወደ ኦርሱ ቀርበው እያሉ፤ መምህር፣ የምንጠይቀውን ለእኛ እንድታደርግልን እንፈልጋለን። ሆኖም ኦርሱ አላቸው ተናገረ፤ ምን ትፈልጋላችሁ እኔ ለእናንተ እንዳደርግ? እነርሱ ግን ወደ ኦርሱ አሉት፤ አንድ በቀኝህ እና አንድ በግራህ በክብርህ እንድንቀመጥ ስጠን። ውክቱ ደ ኢየሱስ ይቤሎሙ፡ ኢትአምሩ ምንተ ትሰክሉ። ትክሉኑ ሰትየ ኩሳ ዘአነ አሰቲ፡ ወማእተመቀ ዘአነ አጠመቅ። እነርሱ ግን አሉት፤ እንቸላለን። ኢየሱስ ግን አላቸው፤ እኔ የምጠጣውን ዋንጫ በእርግጥ ትጠጣላችሁ፤ እና እኔ የምጠመቅበትን ጥምቀት ትጠመቃላችሁ። ግን ለመቀመጥ በቀኝ እኔ እና በግራ አይደለም የእኔ ለመስጠት፤ ግን ለእነማን ተዘጋጅቷል።

ወሰሚዎሙ አሙንቱ ዐሠርቱ ጁመሩ ይምዐዱ በእንተ ያዕቆብ ወዮሐንስ። ግን ኢየሱስ ጠርቶ እነርሱን እንዲህ አላቸው፡ አታውቁ ምክንያት የሚመስሉ ለመግዛት የአህዛብን ይገዛሉ እነርሱን እና ታላላቆቻቸው ያስተዳድራሉ እነርሱን። አይሆንም እንደዚህ ግን በእናንተ መካከል፤ ነገር ግን ማን ቢሆን በእናንተ መካከል ታላቅ ለመሆን ቢፈልግ የእናንተ አገልጋይ ይሆናል። እና ማንም ከእናንተ የመጀመሪያ ለመሆን ቢፈልግ፤ የሁሉም ባሪያ ይሆናል። እና ስለዚህ የሰው ልጅ ለመገልገል አልመጣም፤ ነገር ግን ለማገልገል እና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ በምትክ ለመስጠት መጣ።

እና ወደ ኢሪኮ ይመጣሉ። እና ኦርሱ ከኢሪኮ በመውጣቱ እና ደቀ መዛሙርቱ እና በቂ ሕዝብ፤ የጢማዎስ ልጅ በርጢማዎስ ዕውር በመንገዱ ዳር ተቀምጦ እየለመነ ነበር። ወሰሚዎ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ ውክቱ ፤ ጆመረ ጸርጎ ወይብል ፡ ወልደ ዳዊት ኢየሱስ ፡ ምሐረኒ ። እና ብዙዎች ዝም እንዲል ነቀፉት፤ ኦርሱ ግን በደበልጥ ጮኹ፤ የዳዊት ልጅ፤ ርሐመኒ። እና ኢየሱስ ቆሞ አለ፤ ኦርሱን ጥሩት። እና ዕውሩን ጠርተው ለኦርሱ እያሉ፡ ተጽናና፤ ተነሳ፤ ይጠራሃል። ውክቱ ደግሞ ዘጉደለ ልብሶ ተንሥክ ወመጽክ ጎበ ኢየሱስ። እና ኢየሱስ መልስ እየሰጠ ለእሱ ይላል፤ ምን ለእንተ እንድሰራ ትፈልጋለህ? ዕውሩ ግን ለእሱ አለ፤ ራብኒ፤ እንደገና እንድመለከት። ወእየሱስ አለለት፤ ሂድ፡ እምነትህ

አጅኖሃል። ወወዲያውኑ ተመለከተ፡ ወአየሱስን በመንገድ ደከተለው ነበረ።

11

እና ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተሰፋጌ እና ቤተኒያ ወደ የዘይት ተራራ ሲቀርቡ፣ ሁለት ከደቀ መዛሙርቱ ልኮ። ወይላቸው፡ ሑዱ፡ ውስተ፡ ሀገር፡ እንተ፡ ቅጽሜክሙ፡ ወሶቤሃ፡ ትበውኩ፡ ውስቴታ፡ ትረክቡ፡ ውሎደ፡ አጅግ፡ እሱረ፡ ዘላዕሌሁ፡ አልቦ፡ ዘነበረ፡ እምሰብኦ፡ ፈትሐዎ፡ ወአምጽአዎ። ወእመ፡ አሐዱ፡ ለክሙ፡ ደብል፡ ምንተ፡ ትገብሩ፡ ዘንተ፡ ብልዎ፡ እስመ፡ እግዚእ፡ ሎቱ፡ ፍቃደ፡ ቦቱ፡ ወሶቤሃ፡ ሎቱ፡ ደፌኑ፡ እንከ፡ ኅበዝ። ሄዱ ግን እና አገጉት ለመንገድቸው ታስሮ ወደ በሩ ውጭ በመንገዱ ላይ ፣ እና ፈቱት ። እና አንዳንድ ከእነዚያ እዚያ የቆሙ ወደ እነርሱ ደላሉ ነበር፣ ምን ታደርጋላቸው እነዚያን ግልገል ስትፈቱ? እነርሱም ግን እንደ ኢየሱስ እንደ አዘዘው አሏቸው፣ እና ለቀቋቸው። እና አመጡ ዘግልገል ኅበ ኢየሱስ እና አጅረጉ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ፣ እና ተቀመጠ ላዕሌሁ። ብዙዎቹ ግን ልብሶቻቸውን በመንገዱ ላይ ዘረጉ፡ ሌሎቹ ደግሞ ቅጠላማ ቅርንጫፎቹን ከዛፎቹ ደቆርጡ ነበር እና በመንገዱ ላይ ደዘርጉ ነበር። እና እነዚያ ቀድመው የሚሄዱ እና እነዚያ የሚከተሉ አያሉ ደጭኻሉ ነበር፣ ሆሳና፣ ተባረክ በጌታ ስም የሚመጣው። ተባረክቸ የምትመጣው መንግሥት በእግዚአብሔር ስም የአባታችን ዳዊት፣ ሆሳና በከፍተኞቹ።

ወገብኦ፡ ኢየሱስ፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወውስተ፡ ቤተ፡ መቅደስ፡ ወተዐዘበ፡ ኩሎ፡ ወእምዝ፡ እስመ፡ ኗሮ፡ ሀለወ፡ ሰዓተ፡ ምሴት፡ ወዲኦ፡ ውስተ፡ ቤታንያ፡ ምስለ፡ ዐሠርቱ፡ ወክልኤቱ።

እና በሚቀጥለው ቀን ከቤታንያ ከወጡ በኋላ ተራብ። እና የበለሰ ዛፍን ከርቀት ቅጠሎቹ ያላትን አይቶ፣ ምናልባት በእሷ ላይ ምን ያገኛ ደሆን ብሎ መጣ፣ እና ወደ እሷ መጥቶ ከቅጠሎቹ በስተቀር ምንም አላገኘም። የበለሰ ጊዜ ስላልነበረ። ወመለሰ ወይቤላ፣ ከእንግዲህ ከአንቺ ለዘላለም ማንም ፍሬ አይብላ። ወሰሙ ደቀ መዛሙርቱ።

እና እንደገና ወደ ኢየሩሳሌም መጡ፤ ኢየሱስም ወደ ቤተመቅደስ ገብቶ በቤተመቅደሱ ውስጥ የሚሸጡትን እና የሚገዙትን ማስወጣት ጀመረ፤ የገንዘብ ተቀያይሪዎችን ጠረጴዛዎች እና የርግብ ሻጮችን መቀመጫዎች ገለበጠ። እና አንድም ሰው ዕቃ በመቅደሱ ውስጥ እንዲያሸጋግር አልፎቋም። እና እየሰበከ እያለ ለእነርሱ፡ ቤቴ ለሁሉ አሕዛብ የጸሎት ቤት ይባላል ብሎ አልተጻፈም ወይ፤ እናንተ ግን አሱን የዘራፊዎች ዋሻ አደረጋችሁት።

እና ሰሙ መጻሕፍት እና ፈሪሳውያን እና ሊቃነ ካህናት፤ እና እንዴት እርሱን ያጠፉት ይፈልጉ ነበሩ፤ እርሱን ይፈሩ ነበሩ፤ ስለዚህም ሁሉ ሕዝብ በትምህርቱ ይደነቅ ነበረ። ወእምዘ፡ዘገሰ፡ሰዓት፡ኮነ፡ወፅኦ፡አፍኦ፡ ዘሀገር።

እና በጠዋት ሲያልፉ የበለስ ዛፍ ከሥሩ የደረቀ መሆኑን ተመለከቱ። ወዘከረ ጴጥሮስ ይብሎ፡ ረቢ፡ ርአይ በለስ ዘረገምከ ደረቀ። ወመልሰ ኢየሱስ ይብሎም፡ ይኩንክሙ እምነተ እግዚአብሔር። አሜን እንግዲህ አላለሁ ለእናንተ፤ ማን ቢል ለዚህ ተራራ፡ ተነሳ እና ወደ ባሕር ተጣል፤ እና በልቡ አይጠራጠር፤ ነገር ግን ያምናል ማለትም ምን ይላል ይሆናል፤ ለእርሱ ይሆናል ምን ቢል። በዚህ ምክንያት አላቸኋለሁ፤ ስትጸልዩ የምትጠይቁትን ሁሉ እንደምትቀበሉ አምኑ፤ እናም ይሆንላችኋል። እና መቼም ቆማችሁ እየጸለያችሁ፤ ከሆነ ምንም ነገር በአንድ ሰው ላይ ካላችሁ ደቅር በሉ፤ እንዲሁም በሰማያት ያለው አባታችሁ ጥፋቶቻችሁን ደቅር እንዲላችሁ። ግን እንተ አንትሙ አኢትፈድዩ፡ ወኢኒ አቡክሙ ይፈድይ ኅጢአትክሙ።

እና እንደገና ወደ ኢየሩሳሌም መጡ፤ እና በቤተ መቅደሱ ውስጥ እየተመለሰ እያለ፤ ሊቃነ ካህናቱ እና ጸሐፊዎቹ እና ሸማግሌዎቹ ወደ እርሱ መጡ። ወይብልም፡በምንት፡ሥልጣን፡እነዚህን፡ትሠራ፡ወይስ፡ማን፡ ለእንተ፡ሰጠ፡ዘንቱ፡ሥልጣን፡ከመ፡እነዚህን፡ትሠራ። ወእንበለ ኢየሱስ መልሰ ይቤሎሙ፡ አሰከሎሙ አነኒ አሐደ ቃለ፡ ወአውሥኡኒ፡ ወእብሎሙ በምንት ሥልጣን ዘንተ አገብር። ጥምቀተ፡ ዮሐንስ፡ እም፡ ሰማይ፡ ሀለወ፡ ወይስ፡ እም፡ ሰብእ፡ አውሥኡኒ። እና ወደ አራሳቸው

እያሰቡ እንዲህ ብለዋል፤ ከሰማይ ነው ብንል፤ ታዲያ ለምን  
አላመናቸውም? ይላል። ነገር ግን እንበል፤ ከሰዎች? ሕዝቡን ፈሩ፤  
ሁሉም ዮሐንስን ነቢይ ነው ብለው ስለያዙት። እና መልስ ሰጥተው  
ለኢየሱስ ይላሉ፤ አናውቅም። እና ኢየሱስም መልስ ሰጥቶ ላቸው ይላል፤  
እኔም በምን ባለሥልጣን እነዚህን እንደማድረግ ለእናንተ አልልም።

12

ወጃመረ፡ ላቸው፡ በምሳሌዎቹ፡ ለመናገር፡ ወይን፡ ተከለ፡ አንድ፡ ሰው፡  
ወአስቀመጠ፡ አጥር፡ አካባቢው፡ ወቆፈረ፡ የወይን፡ መጫኛ፡ ወሠራ፡  
ግንብ፡ ወአከራየው፡ ለገበሬዎቹ፡ ወሄደ። እና በወቅቱ ወደ ገበሬዎቹ  
ባሪያን ላከ፤ ከገበሬዎቹ የወይን ተክሉን ፍሬ እንዲወስድ። እና ወስደው  
መቱት እና ባዶ ላኩት። እና እንደገና ወደ እነርሱ ሌላ ባሪያ ላከ፤ እና  
ያንንም በድንጋይ ከወገሙ በኋላ በራሱ ላይ ቈለለውት የተዋረደ  
አድርገው ላኩት። እና እንደገና ሌላን ላከ፤ እና ያንንም ገደሉት፤  
እንዲሁም ብዙ ሌሎችን፤ አንዳንዶቹን እየገረፉ፤ አንዳንዶቹን ደግሞ  
እየገደሉ። አሁንም ስለዚህ አንድ ልጅ ያለው፤ ተወዳጅ የእርሱን፤  
መጨረሻ ላከው እና እርሱን ወደ እነርሱ እያለ፤ ምክንያቱም ልጄን  
ይፈረታል። እነዚያ እርሻተኞች ግን እርሱን እየመጣ ሲመለከቱት፤  
በመካከላቸው ተናገሩ፡ ይህ ወራሹ ነው፤ ኑ እንግደለው፤ እና ውርሱ የአኛ  
ይሆናል። እና ወስደው ገደሉት፤ ከወይን ማሳው ውጭ አስወጡት።  
ስለዚህ የወይን ቦታው ጌታ ምን ያደርጋል፤ ይመጣል እና እነዚህን  
ገበሬዎች ያጠፋል፤ እና ወይን ቦታውን ለሌሎች ይሰጣል። ወይስ ዝንቱ  
መጽሐፍ አንበብክሙ፤ እብን ዘጸልኩ እለ ይሁንጽ፡ ውክቱ ኮነ ርእስ  
ማእዘን። ይህ ከእግዚአብሔር ሆነ፤ እናም በዓይኖቻቸው አስደናቂ ነው።

ወእየፈለጉ፡ ነበሩ፡ እርሱን፡ ለመያዝ፡ ወፈሩ፡ ሕዝቡን፡ ያወቁ፡ ሲሆን፡  
ምክንያቱም፡ ምሳሌውን፡ ወደ፡ እነርሱ፡ ተናገረ። ወተተው፡ እርሱን፡ ሄዱ።

እና ከፈሪሳውያንና ከሄሮድያውያን አንዳንዶቹን ወደ እርሱ ይልካሉ፤  
በቃል እንዲያጠምዱት። እነሱም መጥተው እንዲህ ይሉታል፤ መምህር፤  
እውነተኛ እንደሆንክ እናውቃለን እናም ስለማንም ሰው አትጨነቅም፤

ምክንያቱም የሰዎችን ፊት አትመለከትም፤ ነገር ግን በአውነት የእግዚአብሔርን መንገድ ታስተምራለህ። እንግዲህ ንገረን፤ ለቁሳር ግብር መስጠት ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም፤ እንስጥ ወይስ አንስጥ፤ ግን የእነርሱን ውስጠ-ሐሰት ያወቀ ወደ እነርሱ አለ፤ ለምን እኔን ትፈትኑኛላቸው? ዲናሪዮን ያምጡልኝ እንድመለከት። እነሱ ግን አመጡ። እና እንዲህ አላቸው፡ የማን ነው ይህ ምስል እና ይህ ጽሑፍ? እነሱም መለሱ፡ የቁሳር ነው። ወመለሰ እግዚአ ኢየሱስ ወይቤሎሙ፡ ሀቡ ዘቁሳር ለቁሳር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር። ወተከምሩ ላዕሌሁ።

እና ሰዱቃውያን ወደ እርሱ መጡ፤ እነዚያም ትንሣኤ የለም ብለው የሚሉ ናቸው፡ እና እያሉ ይጠይቁት ነበር። መምህር፤ ሙሴ ለእኛ ጻፈ፤ የአንድ ሰው ወንድም ቢሞት እና ሚስት ቢተው፤ ልጆቹ ሳይተው፤ ወንድሙ የእርሱን ሚስት ወስዶ ለወንድሙ ዘር ያስነሳ። ሰባት ወንድሞቹ እንግዲህ ነበሩ። የመጀመሪያው ሴት አገባ፤ እና እየሞተ ዘር አልተወም። እና ሁለተኛው ወሰዳት፤ እና ሞተ፤ እና እርሱም ዘር አልተወም። እና ሦስተኛውም በተመሳሳይ። እነዚያ ሰባቱ ወሰዷት፤ እና ዘር አልተወም። ከሁሉ በመጨረሻ ሴት የሞም ሞተች። በመነሳት ስለዚህ፤ መቼ ደነሱ፤ የማን ከእነርሱ ትሆናለች? ሰባቱ ሁሉ አሏን ሚስት አድርገው ነበርና። ወመለሰ ኢየሱስ አላላቸው፡ አይደለምን በዚህ ትታለሱ፤ ጽሑፋትን ወንድህ እግዚአብሔርን ስለማታውቁ? ስለዚህ ከሙታን ሲነሱ፤ አይጋቡም ወይም አይዳሩም፤ ግን እንደ በሰማያት ያሉ መላእክት ናቸው። ስለ ሙታን ትንሣኤ ግን፤ በሙሴ መጽሐፍ ውስጥ በቁጥቋጦው ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንዳለው አላነበባቸውምን፤ እኔ የአብርሃም እግዚአብሔር እና የደስሐቅ እግዚአብሔር እና የያዕቆብ እግዚአብሔር ነኝ። እግዚአብሔር የሙታን አይደለም፤ ነገር ግን የሐያሞን ነው፤ እናንተ ስለዚህ በጣም ትታላላቸው።

ወመዲኩ አሐዱ እምነ ጸሐፍት፡ ሰሚዖሙ እንዘ ይትጋሣሡ፡ ርእዮ እስመ ሠናዩ ሎሙ አውሥክ፡ ሰአሎ ጎቤሁ፡ አይቱ ደእቲ ቀዳሚት እምኩሉ ትአዘዝ፡ ኢየሱስ ግን መለሰለት፡ የመጀመሪያዋ ከሁሉ ትአዘዝ፡ ስማ አስራኤል፤ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው። እናም ጎይታን አምላክህን ከሙሉ ልብህ፤ ከሙሉ ነፍስህ፤ ከሙሉ አእምሮህ እና ከሙሉ

ኃይልህ ታፈቅራለህ። ይህ የመጀመሪያዋ ትእዛዝ ናት። እና ሁለተኛዋ ተመሳሳይ ናት፤ ይህች፣ ጎረቤትህን እንደ ራስህ ትወዷለህ። ከእነዚህ የበለጠ ታላቅ ሌላ ትእዛዝ የለችም። ወአመ፡ ሎቱ፡ ዘጸሐፊ፡ ሠናደ፡ መምህር፡ በእምነት፡ አመከ፡ ከመ፡ አሐዱ፡ ውክቱ፡ ወአኮ፡ ባዕድ፡ ዘእንበሌሁ። ወመፍቀሩ እርሱን ከሙሉ ልብ፡ ከሙሉ ግንዛቤ፡ ከሙሉ ነፍስ፡ ከሙሉ ኃይል፡ ወመፍቀር ጎረቤትን እንደራሱ ከሁሉ መሥዋዕት ወመሥዋዕት ይበልጣል። እና ኢየሱስ በጥበብ ስለመለሰ ባየው ጊዜ፡ አለው ለእርሱ፡ ከእግዚአብሔር መንግሥት ርቅ አይደለህም፤ እና ማንም ከእንግዲህ እርሱን ለመጠየቅ አልደፈረም።

እና ኢየሱስ በቤተ መቅደስ ሲያስተምር መልስ ሰጠ፤ ጸሐፊዎች ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው እንዴት ይላሉ? እርሱ ለ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ አለ፤ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔራ ይላል፤ በቀጭ ተቀመጥ ጠላቶቻህን የእግርህ መረገጫ አስክላደርግ ድረስ። እርሱ ስለዚህ ዳዊት እርሱን ጌታ ይላል፤ እና እንዴት የእርሱ ልጅ ነው? እና ብዙ ሕዝብ የእርሱን በደስታ ይሰማ ነበር።

ወደደግም ለእሙንቱ በመምህርቱ፡ ርእዩ እምነገስተ ጸሐፍት እለ ይፈቅዱ በልብስ ለሐዋር ወሰላምታ በአህጉር። እና በማሳበራት ውስጥ ዋና መቀመጫዎችን እና በድግሶች ውስጥ ዋና ቦታዎችን። እነዚህ የመበለቶችን ቤቶች አበላሾች እና በሰበብ ረጅም የሚጸልዩ ይበልጥ ፍርድ ይቀበላሉ።

እና ኢየሱስ ከግምጃ ቤቱ ተቃራኒ ተቀምጦ ሕዝቡ እንዴት ነሐስ ወደ ግምጃ ቤቱ እንደሚጥል ይመለከት ነበር። እና ብዙ ሀብታሞች ብዙ ደግሎ ነበር፤ እና አንዲት ድሀ መበለት መጥታ ሁለት ቀጭን ሳንቲሞችን ጣለች፤ ይህም አንድ ኮድራንቴስ ነው። እናም የራሱን ደቀ መዛሙርት ጠርቶ ወደእነርሱ አለ፤ አሜን አላቸኋለሁ፤ ይህች ድሀ መበለት ወደ መዝገብ ቤቱ ከሚጥሉት ሁሉ በላይ ብዙ ጣለች። ሁሉም ከመብዛታቸው ጣሉ፤ ይህች ግን ከድህነቷ ያላት ሁሉ ጣለች፤ ሙሉ ሕይወቷ።

ወእንዘ ይወጽእ እምሀገረ መቅደስ ደብሎ አሐዱ እምደቀ መዘገብቱ፡ መምህር፡ ርአይ ምንት ዓይነት እብን ወምንት ዓይነት ሕንጻት። እና ኢየሱስ መልስ ሰጥቶ አለው፡ እነዚህን ታላላቅ ሕንጻዎች ታያለህ? እዚህ ድንጋይ በድንጋይ ላይ የማይፈርስ አንድም አይቀርም። ወእንዘ፡ ደነብር፡ ውስተ፡ ደብረ፡ ዘይት፡ ቅድመ፡ ምኩራብ፡ ደስአልም፡ በበደናቲሆሙ፡ ጴጥሮስ፡ ወያዕቆብ፡ ወዮሐንስ፡ ወእንድርያስ። በለን እኛ፡ እነዚህ መቼ ይሆናሉ፡ እና ምልክቱ ምን ይሆን፡ ሁሉም እነዚህ ሊፈጸሙ ሲሆን? ግን ኢየሱስ መልስ ሰጥቶ ላቸው ለመናገር ጀመረ፡ ተጠንቀቁ አንድ ሰው እናንተን እንዳያሳስታችሁ። ብዙዎች በስሜ ይመጣሉ እያሉ እኔ ነኝ፡ እና ብዙዎችን ያሳስታሉ። ግን መቼ ስለ ጦርነቶች እና ስለ ጦርነቶች ዜናዎች ትሰሙ፡ አትደነግጡ፤ ይህ መሆን አለበት፡ ግን ፍጻሜው እስካሁን አልመጣም። ሕዝብ በሕዝብ ላይ ደነሳል እና መንግሥት በመንግሥት ላይ፡ የመሬት መንቀጥቀጦች በተለያዩ ቦታዎች ይሆናሉ፡ ረሃቦችና ብጥብጦችም ይሆናሉ። እነዚህ የወሊድ ሕመሞች መጀመሪያዎች ናቸው። ግን እናንተ እራሳችሁን ተጠንቀቁ። እናንተን ወደ ምክር ቤቶች ይሰጧችኋል እና በእነርሱ ምኩራቦች ውስጥ ትደበደባላችሁ፡ እና በመሪዎች እና ነገሥታት ፊት ትቆማላችሁ በእኔ ምክንያት ለእነርሱ ምስክርነት። ውውስተ፡ ኩሉ፡ አሕዛብ፡ ደደሉ፡ ቀዳሚ፡ ደስረጽ፡ ወንጌል። ጊዜ ግን ያመጡአችሁ እናንተን አሳልፈው፤ አትጨነቁ በቅድሚያ ምን እንደምትናገሩ፤ ወይም አትለማመዱ፤ ግን የሚሰጣችሁ በዚያ ሰዓት፤ ይህን ተናገሩ፤ ምክንያቱም እናንተ አይደላችሁም የምትናገሩት፤ ግን መንፈስ ቅዱስ ነው። ወንድም ወንድሙን ለሞት ይሸጣል፤ አባትም ልጁን፤ ልጁም በወላጆቻቸው ላይ ተነስተው ይገድሏቸዋል። እናንተ በሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ በስሜ ምክንያት፤ ግን እስከ ፍጻሜ የጻፍ ይድናል።

ግን መቼ እናንተ ታዩ የጥፋት አስጸያፊ በነቢዩ ዳንኤል የተነገረ በማይገባው ቦታ ቆሞ፤ ያነበው ደረዳ፤ ከዚያ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራሮች ይሸሹ። ያ በጣራው ላይ ያለው ግን ወደ ቤቱ አይውረድ ወይም ከቤቱ ምንም ነገር ለማንሳት አይገባ እና ዘሀሎ በገዳም አይገባክ ድኅረ ለንሣእ

አልባሱ። ወይ ግን ለእነዚያ በማሳጠን ያላቸው እና ለእነዚያ በእነዚያ ቀናት ያጠቡ። ግን ጸልዩ እንዲሆን ሸሽታቸው በክረምት እንዳይሆን። ለእነዚያ ቀናት መከራ ይሆናሉ፤ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት መጀመሪያ አስከ አሁን ድረስ አልሆነም እና በፍጹም አይሆንም። ወእመ፡ አኮ፡ አሐጸረ፡ እግዚአብሔር፡ ውከተ፡ መዋዕለ፡ አኮ፡ ይድሳን፡ ኩሉ፡ ሥጋ፡ አለ፡ በእንተ፡ ሳረዳን፡ አለ፡ ጎረዳ፡ አሐጸረ፡ ውከተ፡ መዋዕለ፡ ወዘንተ፡ እመ፡ ሰብእ፡ ይብለክሙ፡ ናሁ፡ ዝዳ፡ ክርስቶስ፡ ናሁ፡ ህዳ፡ ኢታክምኑ። ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ፤ ምልክቶችንና ድንቆችን ይሰጣሉ፤ ይህም ከተቻለ ተመረጦቻንም ለማስተናገድ ነው። አንተም ግን ተጠንቀቅ፤ እነሆ ሁሉን ነገር አስቀድሜ ነግራኝኋለሁ። ግን በእነዚያ ቀናት፣ ከዚያ መከራ በኋላ፣ ጸሐይ ይጨልማል፣ እና ጨረቃ ብርሃኗን አትሰጥም። እና ኮከቦቹ ከሰማይ ወደቀው ይሆናሉ፣ እና በሰማያት ያሉት ኃይላት ይናወጣሉ። እና ከዚያ የሰው ልጅ በብዙ ኃይል እና በክብር በደመናዎቹ ውስጥ ሲመጣ ያያሉ። እና ከዚያ መልአክተኞቹን ይልካል፤ የተመረጡትን ከአራቱ ነፋሶች፣ ከምድር ጫፍ አስከ ሰማይ ጫፍ ይሰበስባል።

ከ በለስ ዛፍ ምሳሌውን ተማሩ። ቅርንጫፉ አስቀድሞ ለስላሳ ሆኖ ቅጠሎቹን ሲያበቅል፣ ክረምት ቅርብ መሆኑን ታውቃላቸው። በዚህም መንገድ እናንተም፣ እነዚህን እየሆኑ ስታዩ፣ በበሮች ላይ ቅርብ እንደሆነ ታውቃላቸው። አሜን አላለሁ ለእናንተ፣ ይህ ትውልድ አስከ እነዚህ ሁሉ አስኪሆኑ ድረስ በፍጹም አይረፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ነገር ግን የእኔ ቃላት በፍጹም አይለፉም።

ስለ ያ ቀን ወይም ስለ ያ ሰዓት ማንም አያውቅም፣ መላእክትም በሰማይ አያውቁም፣ ልጁም አያውቅም፣ ከአብ በስተቀር። ተመልከቱ፣ ንቁ ሆናቸው ጸልዩ፣ ጊዜው መቼ እንደሆነ አታውቁምና። እንደ ሰው በጉዞ ላይ ቤቱን ትቶ፣ ለባሪያዎቹ ሥልጣኑን ሰጥቶ፣ ለእያንዳንዳቸው ሥራቸውን ሰጥቶ፣ ደጃጋዊውንም እንዲጠብቅ አዘዘ። ተጠንቀቅ እንግዲህ፣ አታውቁም እንጂ የቤቱ ጌታ መቼ እንደሚመጣ፣ ዘግይቶ ወይም እኩለ ሌሊት ወይም ዶሮ በሚያልቅበት ጊዜ ወይም ጠዋት።

በድንገት መጥቶ እየተኛቸው እንዳያገኛቸው። ግን አኔ ለእናንተ የምለው፣  
ለሁሉ አላለሁ፣ ተጠንቀቁ።

14

ፋሲካና የማይፈተፈት እንጂራ ከሁለት ቀናት በኋላ ነበረ። ዋና  
ካህናትና ጸሐፊዎች እሱን በማጭበርበር ይዘው እንዴት  
እንደሚገኙት ይፈልጉ ነበር። ይላሉ ነበር ግን፡ በበዓሉ ላይ አይሁን፤  
ሳይሆን የሕዝቡ ግርግር ይሆናል።

እና እርሱ በቤታንያ በስምዖን ለምጻም ቤት ሲሆን፣ እርሱ ተጎድጎ  
እያለ፣ አንዲት ሴት የናርድ ንጹሐና ውድ ቅብዓ አላባስተር ያዘቸ መጣች፣  
እና አላባስተርን ሰብራ በርእሱ ላይ አፈሰሰች። ነበሩ ግን አንዳንዶቹ ወደ  
ራሳቸው እየተቆጡ እያሉ፡ ይህ የሸቱ ውድመት ለምን ሆኗል? ይህ ዘይት  
በሦስት መቶ ዲናሪዎች በላይ ተሸጦ ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበር፣ እና  
እሷን ተቆጡ። ነገር ግን ኢየሱስ አለ፣ ልቀቋት፣ ለምን ላት ጭንቀቶችን  
ታስከትላላችሁ? መልካም ሥራ ሠራች በእኔ። ድሆቹን ሁልጊዜ  
ከአራሳችሁ ጋር ስላላችሁ፣ መቼ ከፈለጋችሁ መልካም ማድረግ  
ትችላላችሁ፣ እኔን ግን ሁልጊዜ አታገኙም። ዘነበራት ይህ አደረገች፣  
ቀደመች የእኔን ሰውነት ለቀብር ለመቀባት። አሜን አላለሁ ለእናንተ፣  
ይህ ወንጌል በመላው ዓለም በየትኛውም ቦታ ሲሰበክ፣ እርሷ  
ያደረገችውም ለመታሰቢያዋ ይነገራል።

ወይሁዳ፣ እስቅርዮጥ፣ አሐዱ፣ እምነ፣ ዐሠርቱ፣ ወክልኤቱ፣ ሐረ፣ ጎብ፣  
ሊቃነ፣ ካህናት፣ ከመ፣ ያግብኦ፣ ሎሙ። እነሱ ግን ሰምተው ተደሰቱ፣ እና  
ለእርሱ ብር ለመስጠት ቃል ገቡ፣ እና እንዴት በአመቺ ጊዜ እርሱን  
እንደሚያስረክብ ፈለጉ።

እና በመጀመሪያው ቀን የማስኪያ ዳቦ፣ መቼ የፋሲካን ሲያስወጡ፣  
ደቀ መዛሙርቱ ለእርሱ ይላሉ፣ የት ትፈልጋለህ ሄደን እናዘጋጅ እንዲህ  
ፋሲካን ትበላ? እና ሁለት የደቀ መዛሙርቱን ይልካል፣ እና ወደአነርሱ  
ይላል፡ ወደ ከተማይቱ ሂዱ፣ እና ማሰሮ ውሃ የሚያገገዝ ሰው

ይገናኛቸዋል፤ ተከተሉት። እና የት ቢገባ፣ ለቤቱ ጌታ በሉት፣ መምህሩ እንዲህ ይላል፤ የፋሲካውን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የምበላበት መጠለያዬ የት ነው? ወእሱም ለእናንተ ታላቅ የተዘጋጀና ዝግጁ የሆነ ላይኛ ክፍል ያሳያቸዋል፤ እዚያ ለእኛ አዘጋጁ። ወወዱ እሙንቱ ደቀ መዛሙርቲሁ ወመጹ ውስተ ሀገር፤ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ፤ ወአዳለዉ ፋሲካ። ወምሸት ሆኖ ከአስራ ሁለቱ ጋር ይመጣል። እና እነርሱ እየተደገፉ እና እየበሉ እንዳሉ፣ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አሜን እላቸዋለሁ፣ አንድ ከእናንተ ከእኔ ጋር እየበላ ያለው ይሸጠኛል። ሰዎቹ ግን ሊዘኑ ጂመሩ፤ እና አንድ በአንድ ሊሉት ጂመሩ፣ እኔ አይደለሁምን? እና ሌላው፣ እኔ አይደለሁምን? ሆኖም መልስ ሰጥቶ አላቸው። አንድ ከ ዐሥራ ሁለቱ፣ ከእኔ ጋር ወደ ሳህተ የሚጠመቅ። ውክቱ እንግዲህ ወልደ ሰብ ይሐውር ከመ ተጽሕፈ እምቤቱ፣ ወይ ግን ለውክቱ ሰብ በዘ ወልደ ሰብ ይሰጠው፣ ሠናይ ነበረ ሎቡ እመ አኮ ተወልደ ውክቱ ሰብ። እና እነሱ እየበሉ እንዳሉ፣ ኢየሱስ ዳቦን ወስዶ ባረከ፣ ሰበረ እና ላቸው ሰጠ፣ እንዲሁም አለ፡ ውሰዱ፣ ብሉ፤ ይህ የኔ ሥጋ ነው። ወወሰደ ጽዋዬ ወአመሰገነ ወሀቦሙ ፣ ወሰትዩ እምኔሁ ኩሎሙ ። ወአመረ፣ ሎሙ፣ ዝንቱ፣ ውክቱ፣ ደሜዩ፣ ዘሐዲስ፣ ኪዳን፣ ዘይትከዐው፣ በእንተ፣ ብዙኃን። አሜን እላለሁ ለእናንተ፣ ከእንግዲህ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም እስከ ያ ቀን ድረስ፣ መቼ እሱን አዲስ በእግዚአብሔር መንግሥት አጠጣ።

ወእምዝ መዝሙር ዘመዘዙ ወፃእዉ ውስተ ደብረ ዘይት። እና ኢየሱስ ላቸው አለ፤ ሁላቸውም በዚህ ሌሊት በእኔ ምክንያት ትሰናከላላቸው፤ ምክንያቱም አረኛውን እመታለሁ እና ባጎቹ ይበተናሉ ተብሎ ተጽፏል። ግን ከተነሣሁ በኋላ፣ ወደ ገሊላ እመራቸዋለሁ። ወይቤ ጴጥሮስ ሎቱ፣ ወእመ ኩሉ ይሰቀሉ ፣ አላ አነ አኮ ። እና ኢየሱስ ይለዋል፣ አሜን እላለሁ ለእናንተ፣ አንተ ዛሬ በዚህኛ ሌሊት ዶሮ ሁለት ጊዜ ከመጮሁ በፊት ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ። ይህ ግን ጴጥሮስ በብዛት እያለ፣ ከሆነ እኔ ከአንተ ጋር ለመሞት ያስፈልገኛ፣ በፍፁም አንተን አልካድም። በተመሳሳይም ሁሉም እንዲሁ እያሉ።

እና ወደ ጌትሴማኔ የምትባል ቦታ መጡ፤ እናም ለደቀ መዛሙርቱ፣ እስከጸልይ ድረስ እዚህ ተቀመጡ አላቸው። እና ፔጥሮስን፣ ያዕቆብንና

ዮሐንስን ከራሱ ጋር ወሰደ፤ እና በጣም መጨነቅና መታመም ጀመረ። እና ላቸው አለ፤ ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ በጣም ሀዘነኛ ነች፤ እዚህ ቆዩ እና ተጠንቀቁ። እና ትንሽ ወደፊት ሄዱ በፊት ላይ ወደ መሬት ወደቀ፤ እና ደቻል እንደሆነ ያ ሰዓት ከእርሱ ተለፍ ዘንድ ደጸልደ ነበር። እና እየተናገረ ነበረ፤ አባ አቡ፣ ሁሉ ነገር ለአንተ ይቻላል፤ ይህን ጽዋ ከእኔ አስወግድ፤ ነገር ግን እኔ የምፈልገውን አይደለም፤ ነገር ግን አንተ የምትፈልገውን። እና መጥቶ እየተገኙ አገኛቸው፤ እና ለጴጥሮስ አለው፤ ስምዖን፣ ትተኛለህ? አንድ ሰዓት ለመጠበቅ አልቻላችሁምን? ተጠንቀቁና ጸልዩ፣ ወደ ፊትና እንዳትገቡ፤ መንፈስ በእርግጥ ፈቃደኛ ነው፤ ሥጋ ግን ደካም ነው። እና እንደገና ሄዱ ጸለዩ፣ ያንኑ ቃል ብሎ። እና ተመልሶ እንደገና እየተገኙ አገኛቸው፤ አይኖቻቸው እየተከበዱ ስለነበሩ፤ እና ምን ይመልሱት እንደሆነ አላወቁም። ወይመጣ ሦስተኛ ወይብሎሙ እየተኛቸው ትተርፉ ወእያረፋችሁ ርቋል መጣ ሰዓት ናሁ ይሰጠው ወልደ ሰብእ ውስተ እደዊሆሙ ለጎጢክን። ተነሡ፤ እንሂድ፤ እነሆ የሚያሳልመኝ ቀረበ።

እናም ወዲያውኑ፣ ገና እያወራ እንዳለ፣ ይሁዳ ኢስቃሪያጥ፣ ከአስራ ሁለቱ አንዱ፣ መጣ፤ ከእርሱም ጋር ብዙ ሕዝብ በሰይፍና በእንጨት፣ ከካህናት አለቆችና ከጸሐፊዎችና ከሸማግሌዎች የተላኩ። ሰጥቶ ነበር ግን የሚያስረክበው እሱን ምልክት ላቸው እያለ፣ የትኛውን እስከ እስቀው፣ እርሱ ነው፣ ያዙት እና በጥንቃቄ ውሰዱት። ወመጸኑ ብኩን ብኩ ቀሪቡ ይብሎ፣ ሰላም ረቢ፣ ወሰዐሞ። እነርሱ ግን እጆቻቸውን ላይው አደረጉ እና ያዙት። አሐዱ፣ ደግሞ፣ እምስለ፣ ቆሙ፣ ዘአውጽኦ፣ ሰይፈ፣ መቶ፣ ለገብረ፣ ሊቀ፣ ካህናት፣ ወቄረጸ፣ እዝኖ። እና ኢየሱስ መልስ ሰጥቶ እንዲህ አላቸው፣ እንደ ዘራፊ ላይ ሰይፎችና እንጨቶች ደዘች ወጣቸው እኔን ለመያዝ። በየቀኑ ወደ እናንተ በቤተ መቅደሱ ውስጥ እያስተማርኩ ነበርኩ፣ እናንተም አልያዛችሁኝም። ነገር ግን መጻሕፍት ቅዱሳን እንዲፈጸሙ። እና ሁሉም ትተው ሸሹ። ወአሐዱ፣ ወላጅ፣ ተለሞ፣ ኪያሁ፣ ዘለበሰ፣ ልብሰ፣ ክታን፣ ላዕለ፣ ዕርቁ፣ ወአጎዙ፣ ኪያሁ፣ እሙንቱ፣ ወላጅ። ውሱ ግን የልብስ ክዳንን ትቶ ዕራቁት ሆኖ ከእነርሱ ሸሸ።

ወአወሰዱ ለኢየሱስ ጎበ ሊቀ ካህናት፤ ወይትጋባኑ ጎቤሁ ኩሎሙ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናት ወጸሐፍት። ወጴጥሮስስ እምርሑቅ ተለም

እስከ ውስተ ዐጻጺ ሊቀ ካህናት ወሀለወ ደነብር ምስለ አግብርት ወይትሐመም ጎበ ብርሃን። እነዚያ ግን ሊቃነ ካህናት እና ሙሉው ምክር ቤት በኢየሱስ ላይ ምስክርነት ይፈልጉ ነበር እርሱን ለመግደል፤ እና አላገኙም። ብዙዎቹ በእርሱ ላይ ሐሰተኛ ምስክርነት ይሰጡ ነበር፤ እና ምስክርነቶቹ እኩል አልነበሩም። እና አንዳንዶቹ ተነስተው በእሱ ላይ ሐሰተኛ ምስክርነት እየሰጡ ነበር እያሉ። ምክንያቱም እኛ ሰማን እርሱ እንዲህ ሲል፤ እኔ ደህን በእኛ የተሰራውን ቤተ መቅደስ አፈርሳለሁ እና በሦስት ቀናት ውስጥ ሌላ በእኛ ያልተሰራ አሰራለሁ። ወአልሆነምሰ፡ እንደዚህ፡ እኩል፡ ነበረ፡ ምስክርነታቸው። እና ዋና ካህኑ ተነሥቶ ወደ መካከል ሄዶ ኢየሱስን እያለ ጠየቀው፡ ምንም አትመልስም? እነዚህ በአንተ ላይ ምን ይመሰክራሉ? እርሱ ግን ዝም አለ እና ምንም አልመለሰም። ሊቀ ካህናቱ እንደገና ጠየቀው እና እንዲህ አለው፡ አንተ የተባረከው ልጅ ክርስቶስ ነህ? ግን ኢየሱስ አለ፤ እኔ ነኝ፤ እናም የሰው ልጅን በጎይል ቀኝ ተቀምጦ እና በሰማይ ደመናዎቹ ላይ መጪ ታያላቸው። ካህኑ ዐቢይ ደግሞ አልባሲሁን ቀዳዳ ይብል፤ ምንት እንከ ፍቃድ ምስክራን አሁን ንሀልወድ። አንተም በእርግጠኝነት የሰድብን ሰማቸው፤ ምን ለእናንተ ይመሰላል? እነሱም ግን ሁሉም ኮነኑት እሱን ጥፋተኛ የሞት መሆኑን። እና አንዳንዶቹ በእርሱ ላይ ለመትፋት፤ ፊቱን ለመሸፈን፤ እርሱን ለመምታት እና ለእርሱ ለመናገር ጀመሩ፤ ለእኛ ተነብይ ማን እንደሆነ የመታህ። እና ረዳቶቹ በመምታቶቹ እርሱን ወረወሩት።

ወሀሎ፡ጴጥሮስ፡ታሐተ፡ውስተ፡ዐጻጵ፡ትመጽእ፡አሐቲ፡እምነ፡ ወራውያን፡ዘለቀ፡ካህናት። ወአይታ ለጴጥሮስ እንዘ ይትሞቀው፡ ወሐየሰቶ ወትቤሎ፡ አንተኒ ምስለ ኢየሱስ ናዝሬቲ ሀለውከ። ሆኖም እሱ ክሐደ እንዲህ ብሎ፡ አላውቅም ወይም አልገነዘብም ምን እንደምትል። እና ወደ ግቢው ወጣ፤ እና ዶሮ ጮኸ። ወዘወይዘሮ፡ ርአየቶ፡ እንከ፡ ጀመረት፡ ለመናገር፡ ለእለ፡ ቆሙ፡ ከመ፡ ዝንቱ፡ እምኔሆሙ፡ ውአቱ። ሆኖም እርሱ እንደገና ይክዳል ነበር። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንደገና በዚያ የቆሙት ሰዎቹ ለጴጥሮስ እያሉ ነበር፤ በእውነት ከእነርሱ ነህ፤ ምክንያቱም ገሊላዊ ነህ እና ንግግርህም ይመስላል። ሆኖም እርሱ ጀመረ እራሱን እየረገመ እና እየማለ አላውቀውም ደህን ሰው የምትሉትን። እና ለሁለተኛ ጊዜ ዶሮ ጮኸ። እናም ፔጥሮስ ኢየሱስ ያነገረውን ቃል

አስታወሰ፤ ዶሮ ሁለት ጊዜ ከመጮሁ በፊት ሦስት ጊዜ ትክኖኛለህ ብሎ የነገረውን። እናም ወጥቶ አለቀሰ።

15

እና ወዲያውኑ በጽባሕ ላይ፣ ሊቃነ ካህናት ከሸማግሌዎቹ እና ከጸሐፍት ጋር እንዲሁም ኩሉ ምክር ቤት ምክር ሲያደርጉ፣ ኢየሱስን አስረው ወስደው ለጲላሎስ አሳልፈዋል። እና ፒላሎስ ጠየቀው፣ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህ? ሲመልስ ግን አለው፣ አንተ ትላለህ። እና ኃላፊ ካህናት ብዙ አስከሱት፣ እርሱ ግን ምንም አልመለሰም። ሆኖም ፲ላሎስ እንደገና ደጠይቀው ነበር እያለ፡ አትመልስም ምንም? ተመልከት ስንት በአንተ ላይ ደመሰክራሉ። ወ ኢየሱስ ደግሞ ምንም አልመለሰም፣ እስከ ጲላሎስ ደነቀ። በበዓል ግን አንድ አስረኛ ደለቅቀላቸው ነበር፣ እነርሱ የሚጠይቁትን። ባራባስ የተባለው ከአማጣይነት ጋር ታስሮ ነበር፣ እነዚያም በግርግር ግድያ ፈጽመው ነበሩ። እና ሕዝቡ ጮኹ እንደ ሁልጊዜ ላቸው እንደሚያደርግለት ለመጠየቅ ጀመረ። ግን ጲላሎስ መለሰላቸው እንዲህ እያለ፡ የአይሁድ ንጉሥን አፈታላቸው ትፈልጋላቸው? ያወቀ ምክንያቱም የካህናት አለቆች በቅናት ሰጥተውት እሱን። ግን መኳንንተ ካህናት አነሳሱ ሕዝብ ከመ ደልቁን ባራባስ ያፈትሐ ሎሙ። ሆኖም ፒላሎስ መልስ ሰጥቶ እንደገና ላቸው አለ፡ ምን ስለዚህ ትፈልጋላቸው አሰራ የምትሉትን ንጉሠ አይሁድ? እነርሱ ግን እንደገና ጮኹ፣ በመስቀል ሰቅሉት። ጲላሎስ ግን እያለላቸው ነበር፣ ምን ክፉ አደረጉ? እነርሱ ግን በደበልጥ ጮኹ፣ ሰቅሉት። ወፒላሎስስ እንደ ደፈቅድ ለሕዝብ ዘበቃ ያግብር፣ አሰደደ ሎሙ ባራባን፣ ወአግብክ ኢየሱስ እምድላረ ገረፎ ከመ ደሰቀል።

እነሆ ግን ወታደሮቹ እሱን ወደ ግቢው ውስጥ መሩ፣ ይህም ፕራደቶሪዮን ነው፣ እና ሙሉውን ኮሆርት ጠሩ። እና በወይንጠጃ ያለብሱታል፤ የአሾህ አክሊልም ተጠልፎ በራሱ ላይ ያደርጉለታል። ወጀመሩ እርሱን ለመቀበል። ደስ ደበልህ የአይሁድ ንጉሥ፣ እና ራሱን በሸምበቆ እየመቱ ነበር፣ እና ላይ እየተፉ ነበር፣ እና ጉልበታቸውን አድርገው ለእርሱ እየሰጉ ነበር። እና እነርሱ ሲያላገጡት፣

ሐምራዊውን አወለቁት እና የራሱን አልባሳት አለበሱት፤ እና ደስቅሉት ዘንድ አወጡት።

እና ከአርቫ ሲመጣ የአሌክሳንድሮስና የፋፎስ ካባት የሆነውን አንድ ቂሬናዊ ስምዖንን እያለፈ ያስገድዱት መስቀሉን እንዲያነሳ።

እና ወደ ጎልጎታ ቦታ አመጡት ፣ ትርጉሙም የራስ ቅል ቦታ ማለት ነው ። እና በሙር የተቀላቀለ ወይን ለመጠጣት ደሰጡት ነበር። ግን እርሱ አልወሰደም። ወመስቀል አድርገው እሱን፣ ልብሶቹን ይከፋፍላሉ፣ ዕድል በመወርወር ላይ እነሱ ማን ምንን እንደሚወስድ። ሦስተኛ ሰዓት ነበረ እና መስቀሉት። እና የእርሱ ምክንያት ጽሑፍ የተጻፈ ነበረ፣ የአይሁድ ንጉሥ።

እና ከእርሱ ጋር ሁለት ዘራፊዎቹን ያስቀምጣሉ፣ አንዱን በቀኙ እና አንዱን በግራው። ወተመልክ እንተ ጽሕፈት እንተ ተብል፣ ወምስለ ዘእኩያን ተኑስበ ። እናም አልፎ የሚያልፉት ሰዎች ራሳቸውን እያወዘወዙ፣ ሃ! ቤተመቅደሱን የምታፈርስና በሦስት ቀናት የምትሰራው እያሉ እርሱን ይሳዷቸው ነበር። እራስህን አድን እናም ከመስቀሉ ውረድ። በተመሳሳይ ግን እነዚያ ሊቃነ ካህናት ከጸሐፊዎቹ ጋር እርስ በርሳቸው እየተሳለቁ፣ ሌሎችን አዳኝ፣ ራሱን ግን ማዳን አይቸልም ይላሉ ነበር። ክርስቶስ፣ ንጉሠ እስራኤል፣ አሁን ከመስቀል ይውረድ፤ እንድናይና እንድናምንበት። እነዚያም ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ይነቅፉት ነበር።

ስድስተኛ ሰዓት ሲደርስ ግን፣ ጨለማ በመላው ምድር ላይ ሆነ እስከ ዘጠነኛ ሰዓት ድረስ። እናም በዘጠነኛው ሰዓት ኢየሱስ በታላቅ ድምፅ ጮኸ እያለ፣ ኤሎኪ ኤሎኪ ሊማ ሳባክታኒ? ይህም ሲተረጎም፣ አምላኬ አምላኬ፣ ለምን እኔን ትቼኸኝ? ማለት ነው።

እና ከቆሙት አንዳንድ ሰምተው፣ ተመልከት ኤልያስን ይጠራል እያሉ ነበር። አንድ ሰው ሮጦ ስፐንጅ በኦፍ ቪኔጋር ሞልቶ በሪድ አስቀምጦ አራውንድ ሰጠው ቱ ድሪንክ እያለ፣ ፍቀዱ እንመልከት ኤልያስ ሊያወርዷው ይመጣ እንደ። ደሱስ ግን ታላቅ ድምፅ ትቶ

መጨረሻውን አተነፈሱ። ወመንጦላዕተ መቅደስ ተሰጠ ውስተ ክልኤቱ እምላዕሉ እስከ ታሐቱ። ግን መቶ አለቃው ከእርሱ ተቃራኒ ቆሞ እንደዚህ ጮኹ መንፈሱን ማስወጣቱን ባየ፣ አለ። በአውነት ይህ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ። ነበሩም ሴቶቹ ከርቀት እያዩ፣ በእነርሱም መካከል ማርያም መግደላዊት እና ማርያም የተንጉሹ ያዕቆብ እና የዮሴ እናት እና ሳሎሜ ነበሩ። እነዚያም በገሊላ ሲሆን ተከትለውት አገልግለውት የነበሩ፣ እንዲሁም ከእርሱ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም የወጡ ሌሎች ብዙዎች።

እና አስቀድሞ ምሽት ሲሆን፣ ምክንያቱም የዝግጅት ቀን ነበረ፣ ይህም ከሰንበት በፊት ያለው ቀን ነው፣ ዮሴፍ ከእርማትያ የመጣ ክቡር የምክር ቤት አባል፣ እሱም እራሱ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየተጠበቀ የነበረ፣ ደፍሮ ወደ ጲላሞስ ገባና የኢየሱስን ሥጋ ጠየቀ። ጲላሞስ ግን አስቀድሞ ሞቶ እንደሆነ ተደነቀ፣ እና መቶ አለቃውን ጠርቶ ከረጅም ጊዜ በፊት እንደሞተ ጠየቀው። ከመቶ አለቃው ሲያውቅ፣ ሰውነቱን ለዮሴፍ ሰጠው። እና የተሸመነ ልብስ ገዝቶ፣ እሱን አውርዶ በየተሸመነ ልብሱ ጠቅልሎ፣ ከድንጋይ በተቆረጠ መቃብር ውስጥ አኖረው፣ እና የመቃብሩን በር ላይ ድንጋይ አንከባለለ። ወማርያም፣ መግደላዊት፣ ወማርያም፣ ዘዮሴ፣ ደራእዮ፣ አይቴ፣ ደትወደደ።

16

እና ሰንበት ካለፈ በኋላ፣ መግደላዊት ማርያም እና የያዕቆብ ማርያም እና ሳሎሜ መዓዛዎችን ገዙ፣ መጥተው እንዲቀቡት። ወበጣም፣ በጽባሕ፣ በአሐዱ፣ ሰንበት፣ መጽሐ፣ ጎበ፣ መቃብር፣ እንዘ፣ ተንሥክ፣ ፀሐይ። ወወደ አራሳቸው እያሉ ነበር፣ ማን ያንከባልልን ድንጋዩን ከመቃብሩ በር? ወተመልከው ይመለከታሉ እንዴት ድንጋዩ ተንከባልሏል፣ በጣም ታላቅ ነበረ እንጂ። ወገባሁ ወስተ መቃብር ርኪዩ ወላዲ ዘይነብር በመንገድ የማን ዘልብሰ ልብሰ ጸዓዳ ወደነገጹ። ውእቱ ደ ደብል ሎን፣ ኢ ትደንግ፣ ኢየሱስ ትፈቅዳ ውእቱ ናዝራዊ ውእቱ ተሰቅለ፣ ተንሥክ፣ ኢ ሀሎ ዝዩ፣ ርኪያ ውእቱ መካን ጎበ ወደይዎ ሎቱ። ግን ሂዱ ንገሩ አደቃዎቹን እና ጴጥሮስን ይቀድማቸዋል ወደ ገሊላ፣

እዚያ ታዩታላቸው፤ እንደተናገረላቸው። እና ወጥተው ከመቃብሩ ሸሹ፤ መንቀጥቀጥና ድንጋጤ ይዘላቸው ነበር፤ እናም ለማንም ምንም አልተናገሩም፤ ምክንያቱም ይፈሩ ነበር።

ተነስቶ በመጀመሪያው የሰንበት ቀን ጠዋት፤ መጀመሪያ ለመግደላዊት ማርያም ታየ፤ ከአሷም ሰባት አጋንንትን አውጥቶ ነበር። ያ ሄዳ ከእርሱ ጋር ለነበሩት፤ ለሚያዘኑና ለሚያለቅሱ አሳወቀች። እነዚያም ሰምተው እንደሚኖር እና በእርሷ ተመልክቷል ብለው አላመኑም። ከዚህ በኋላ ግን፤ ከእነርሱ ሁለት ሲራመዱ፤ ወደ ሜዳ ለሚሄዱ በሌላ ምስል ተገለጠላቸው። እነዚያም ሄደው ለቀሩት አሳወቁ፤ ነገር ግን እነዚያንም አላመኑም። ኋላ ላይ ለተደገፉት ለእነርሱ ለአስራ አንዱ ታየላቸው፤ እና ነቀፋቸው ስለማያምኑ የእነርሱ እና ስለልብ ጠንካራነት፤ ምክንያቱም ለተመለከቱት እርሱን የተነሣን አላመኑም። ወአመሮሡ፡ ሖሩ፡ ውስተ፡ ዓለም፡ ኩሉ፡ ወስበኩ፡ ወንጌለ፡ ለኩሉ፡ ፍጥረት። ያመነና የተጠመቀ ይድናል፤ ያልተማመነ ግን ይፈረድበታል። ምልክቶች ግን ለእነዚያ ያመኑ፤ እነዚህ ይከተላሉ፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፤ በአዳዲስ ቋንቋዎች ይናገራሉ። እባቦችን ይነሳሉ፤ ገዳይ ነገር ቢጠጡም እንኳን እነርሱን አይጎዳቸውም፤ በታማሚዎች ላይ እጃቸውን ይጥላሉ፤ በደንብም ይሆናሉ።

እግዚአብሔር እንግዲህ ድሳረ ዘተናገረ ሎሙ ተዐርገው ስተ ሰማይ ወነበረ እምሃማነ እግዚአብሔር። እነዚያ ግን ወጥተው በየቦታው ሰበኩ፤ ጌታ እየተባበረ እና ቃሉን በሚከተሉት ምልክቶች አያረጋገጠ። አሜን።

# የኖሐንስ ወንጌል

1

በመጀመሪያ ቃል ነበረ፤ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፤ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፤ እና ያለ እርሱ የሆነው ምንም አልነበረም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፤ እናም ሕይወቱ የሰው ልጆች ብርሃን ነበረች። ውብርሃንሰ፡ ውስተ፡ ጽልመት፡ ያበርህ፡ ወጽልመትሰ፡ ኢአድረኮ።

ከአምላክ የተላከ ሰው ሆነ፤ ስሙ ዮግሞ ኖሐንስ ነበር። ይህ ወደ ምስክርነት መጣ፤ ስለ ብርሃኑ ምስክር እንዲሆን፤ ሁሉም በእርሱ እንዲያምኑ። ያ አንድ ብርሃን አይደለም ነበረ፤ ግን ስለ ብርሃን ምስክር እንዲሰጥ ነበረ። እውነተኛው ብርሃን ነበረ፤ ዘይመጽእ ውስተ ዓለም ኩሱ ሰብእ ዘያበራ። በዓለም ውስጥ ነበረ፤ እና ዓለም በእርሱ ሆነ፤ እና ዓለም እርሱን አላወቀውም። ወደ የራሱ መጣ፤ እና የራሱ ሰዎች እርሱን አልተቀበሉትም። ብዙኃን ግን እለ ተቀበልም እሱን፡ ሀበ ሎሙ ሥልጣን ውሉደ እግዚአብሔር ለመሆን፡ ለእለ የአምኑ ውስተ ስሙ። እነዚያ ከደም አልተወለዱም፤ ወይም ከሥጋ ፈቃድ፤ ወይም ከሰው ፈቃድ፤ ግን ከእግዚአብሔር ተወለዱ። ወእቃል ሥጋ ሆነ፤ ውገደረ በመካከለኛ፤ ወሰምዕነ ክብሩ፤ ክብረ እንደ ብሂል ዘእምኅበ ክብር፤ መሊክ ጸጋ ወእምነት። ኖሐንስ ስለ እርሱ ይመስክራል እና ጮኸ አያለ፡ ይህ ነበረ ዘ አልኩ፡ ዘ ከኋላዬ መጪ ከፊቱ ሆነ፤ ስለ መጀመሪያዬ ነበረ። እናም ከእርሱ ሙላት ሁላችንም ወስደናል፤ እና ጸጋን ምትክ ጸጋ። ምክንያቱም ሕጉ በሙሴ ተሰጠ፤ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። እግዚአብሔርን ማንም አይቶ አያውቅም ፈጽሞ፤ ያ ብቸኛ ልጅ፤ በአባቱ እቅፍ ውስጥ የሆነ፤ እርሱ አስረድቷል።

ይህም ምስክርነት የኖሐንስ ነው፤ መቼ አይሁድ ከኢየሩሳሌም ካህናትንና ሌዋውያንን ላኩ እንዲጠይቁት፤ አንተ ማን ነህ? እና አመነ፤ እና አልካደም፤ እና አመነ እንዲህ ብሎ፡ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም። እና ጠየቁት፡ ምን ነው ስለዚህ? ኤልያስ ነህ አንተ? እና ይላል፡ አይደለሁም።

ነቢዩ ነህ አንተ? እና መለሰ፡ አይደለም። ስለዚህ አልኩት፣ ማን ነህ፣  
ለላኩን ምላሽ እንድንሰጥ፣ ስለራስህ ምን ትላለህ፣ አለ፣ እኔ በምድረ በዳ  
የሚጮህ ድምፅ ነኝ፣ የጌታን መንገድ አቅኑ፣ እንደ ነቢዩ ኢሳይያስ  
እንዳለው።

እና እነዚያ የተላኩት ከፈሪሳውያን ነበሩ። እና ጠየቁት እና አሉት፣  
ስለዚህ ለምን ታጠምቃለህ፣ አንተ ክርስቶስ ካልሆንክ ወይም ኤልያስ  
ወይም ነቢዩ? ዮሐንስ መለሰላቸው እያለ፣ እኔ በውሃ አጠምቃለሁ፣  
በመካከላቸው ግን የማታውቁት አንድ ሰው ቆሟል። እርሱ ነው ከእኔ  
በኋላ የሚመጣው፣ እርሱም ከእኔ በፊት ሆኗል፣ እኔ የእርሱን የጫማ  
ማሰሪያ ለመፍታት ብቁ ያልሆንሁት። እነዚህ ነገሮች በቤታንያ ሆኑ፣  
ከዮርዳኖስ ማዶ፣ ዮሐንስ እያጠመቀ ባለበት።

በማግስቱ ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አየው እና  
እንዲህ አለ፣ እነሆ የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት  
የሚሸከመው። ይህ ነው እኔ ስለ እሱ ያልኩት፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣ ሰው  
ከእኔ በፊት ሆኗል፣ ምክንያቱም ከእኔ በፊት ነበረ። እናም እኔ  
አላወቅሁትም፣ ነገር ግን ለእስራኤል እንዲገለጥ፣ በዚህ ምክንያት በውሃ  
አጠምቅ ዘንድ መጣሁ። ወአመሰከረ ዮሐንስ እንደ ደብል ከመ ርኢኩ  
መንፈስ ደወርድ ከመ ርግብ እምሰማይ፣ ወነበረ ላዕሌሁ። ወአነኒ  
አልፈለጥኩ፣ ግን ዘፈነወኒ ለአጥምቅ በማይ፣ ውእቱ ደቤለኒ፣ ዘዲበ  
ዘትራኢ መንፈስ ደወርድ ወይነብር ዲቤሁ፣ ውእቱ ውእቱ ዘያጠምቅ  
በመንፈስ ቅዱስ። እናም እኔ ርኢኩ እናም መሰከርኩ ከመ ዝንቱ ውእቱ  
ወልደ እግዚአብሔር።

በቀጣይ ቀን እንደገና ዮሐንስ ቆመ እና ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት፣  
እና ወደ እየተራመደው ኢየሱስ ተመልክቶ ደላል፣ ተመልክት  
የእግዚአብሔር በግ። እና ሁለቱ ደቀ መዛሙርት እያወራ ሲሰሙት  
ኢየሱስን ተከተሉት። ኢየሱስ ግን ተመልሶ እየተከተሉት እንደሆኑ  
ተመልክቶ፣ እነርሱን ደላል፣ ምን ትፈልጋላቸው? እነርሱ ግን ለእርሱ  
አሉት፣ ረቢ፣ ሲተረጎም መምህር ማለት ነው፣ የት ትቀመጣለህ? ወደ  
እነርሱ ደላል፣ ኑ እና ተመልከቱ። ስለዚህ መጡ እና የት እንደሚቀር አዩ፣

እና ያን ቀን ከእርሱ ጋር ቀሩ፤ ሰዓቱ እንደ አስረኛ ነበረ። አንድሬያስ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም ከዮሐንስ ሰምተው ተከትለውት ከነበሩት ሁለት ሰዎች አንዱ ነበረ። ይህ መጀመሪያ የራሱን ወንድም ስምዖንን ያገኘዋል እና ለእርሱ ደላል፤ መሲሁን አግኝተናል፤ የሚተረጎሙ ክርስቶስ ነው። እና አመጣው ወደ ኢየሱስ። ኢየሱስ ተመልክቶ ለእርሱ አለ፤ አንተ ስምዖን የዮናስ ልጅ ነህ፤ አንተ ቁፋስ ትባላለህ፤ የሚተረጎሙ ጴጥሮስ ነው።

በማግስቱ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ለመውጣት ፈለገ፤ እና ፊሊጶስን አገኘው እና ተከተለኝ አለው። ፊሊጶስ ከቤተ-ሳይዳ፣ ከአንድርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ነበረ። ፊልጶስ ናትናኤልን አገኘው እና እንዲህ አለው፡ ሙሴ በሐግ እና ነቢያት የጻፉትን አግኝተናል፤ ኢየሱስን የዮሴፍን ልጅ ከናዝሬት የመጣውን። ወክመ፡ ሎቱ፡ ናትናኤል፡ እምነ፡ ናዝሬት፡ ደክል፡ ምንተ፡ ሠናይ፡ ኮነ። ደብሎ፡ ሎቱ፡ ፊልጶስ፡ ንዑ፡ ወርአይ። ርእየ ኢየሱስ ንናትናኤል እንዘ ደመጽኦ ኅቤሁ ወደቤሎ ዘእንበለ፡ ርእየ በአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ምክር። ናትናኤል ለእርሱ ደላል፤ ከየት እኔን ታውቃለህ፤ ኢየሱስ መለሰ እና ለእርሱ አለ፤ ፊልጶስ ከመጥራትህ በፊት፤ በበለስ ዛፍ ስር ሆነህ አየሁህ። ናትናኤል መለሰ እና አለው፡ ረቢ፤ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፤ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ። መለሰ ኢየሱስ እና አለው፡ ስለ አልኩህ ከበለስ ዛፍ በታች አይቆሃለሁ ታምናለህ? ከእነዚህ የሚበልጡትን ታያለህ። እናም ደላል ለእርሱ፤ አሜን አሜን እላለሁ ለእናንተ፤ ከአሁን ጀምሮ ሰማይ የተከፈተችን ትመለከታላችሁ፤ እና የእግዚአብሔር መላእክት የሚወጡ እና የሚወርዱ ላይ የሰው ልጅ።

2

እናም በሦስተኛው ቀን ሠርግ ሆነ በገሊላ ቃና ውስጥ። እናም የኢየሱስ እም እዚያ ነበረች። ተጠራ ግን ኢየሱስ እና ደቀ መዛሙርቱ ወደ ጋብቻው። ወይኑ ሲያልቅ የኢየሱስ እናት ወደ እርሱ፡ ወይን የላቸውም አለቸው። ኢየሱስ እንዲህ አላት፡ ምን ለእኔ እና ለአንቺ፤ ሴት? ገና አልመጣም ሰዓቱ። እናቱ ለአገልጋዮቹ እንዲህ ተላለች፡ የሚነግራችሁን ሁሉ አድርጉ። ነበሩ ግን እዚያ ስድስት የድንጋይ የውሃ

ማሰሮዎቹ ቆመው በአይሁዶች ማጽዳት መንገድ፣ እያንዳንዱ ሁለት ወይም ሦስት መለኪያዎችን የሚይዝ። ኢየሱስ ላቸው እንዲህ አላቸው፣ ማሰሮዎቹን በውሃ ሙሉ። እና ሞሏቸው እስከ ላይ። ወይብሎሙ፣ ቅዱሱ፣ ደክዜ፣ ወከምጽኩ፣ ለርእሱ፣ ምሳሕ። ወከምጽኩ። የድግሱ ጌታ ወይን የሆነውን ውሃ ሲጠጠም ከየት እንደሆነ አያውቅም ነበር፣ ግን ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ያውቁ ነበር፣ የድግሱ ጌታ ሙሽራውን ጠራ። እና ለእርሱ ይላል፡ ሁሉ ሰው መጀመሪያ መልካሙን ወይን ያስቀምጣል፣ እና ሲሰክሩ ከዚያ ያነሰውን፣ አንተ ግን መልካሙን ወይን እስከ አሁን ጠብቀሃል። ይህን የመጀመሪያ ምልክት ኢየሱስ በገሊላ ቃና አደረገ እና ክብሩን አሳየ፣ እና ደቀ መዛሙርቱ በእርሱ አመኑ።

ከዚህ በኋላ እርሱ እና እናቱ እና ወንድሞቹ እና ደቀ መዛሙርቱ ወደ ካፐርናሁም ወረዱ፣ እና እዚያ ብዙ ቀናት አልቆዩም።

ወ ቅርብ ነበረ የአይሁድ ፋሲካ፣ ወ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። እና በመቅደሱ ውስጥ በጌዎችን፣ በጎችን እና ርግቦችን የሚሸጡትን፣ እንዲሁም የገንዘብ ተቀያይሪዎችን ተቀምጠው አገኘ። እና ከገመዶች ጅራፍ አድርጎ ሁሉን ከመቅደሱ አስወጣ፣ በጎቹንም እና በጌዎቹን፣ እና የገንዘብ ተቀያይሪዎችን ሳንቲሞች አፈሰሰ እና ጠረጴዛዎቻቸውን ገለበጠ። እና ርግቦችን ለሚሸጡት አለ፣ እነዚህን ከዚህ አንሱ፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት። ደቀ መዛሙርቱ ግን ተዘከሩ ሰ ተጽሑፍ ውስቱ፣ ቅንዓት ቤትከ ይበልጣል። አይሁድ እንግዲህ መለሱ እና አሉት፣ እነዚህን ስለምታደርግ ምን ተአምር ታሳየናለህ? ኢየሱስ መለሰ እና አለላቤው፡ ይህን ቤተመቅደስ አፍርሱ፣ እና በሦስት ቀናት እነሣዋለሁ። አሉ ስለዚህ አይሁድ፣ አርባ ስድስት ዓመታት ተሠራ ይህ ቤተ መቅደስ፣ እና አንተ በሦስት ቀናት ታነሣዋለህ? እርሱ ግን ስለ እርሱ የሰውነት ቤተ መቅደስ እያለ ነበር። ስለዚህ እንግዲህ ከሙታን ሲነሣ፣ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደነገራቸው አስታወሱ፣ እናም በጽሑፉ እና በኢየሱስ በተናገረው ቃል አመኑ።

እንደ ግን በየሩሳሌም በፋሲካ በበዓል ነበረ፣ ብዙዎች በስሙ አመኑ፣ ያደረጋቸውን ምልክቶቹን እያዩ። እርሱ ግን ኢየሱስ ራሱን

ለእነርሱ አላመነም፤ ምክንያቱም እርሱ ሁሉን ስለሚያውቅ። እና ስለ ሰው አንድ ሰው ሊመሰክር ፍላጎት አልነበረውም፤ ምክንያቱም እሱ ራሱ በሰው ውስጥ ምን እንዳለ ያውቅ ነበር።

3

ግን ከፈሪሳውያን አንድ ሰው ነበረ፤ ኒቆዲሞስ ስሙ፤ የአይሁድ አለቃ። ይህ በሌሊት ወደ እርሱ መጣ እና እንዲህ አለው፡ ረቢ፤ እናውቃለን ምክንያቱም ከእግዚአብሔር መጥተሃል መምህር፤ ማንም እነዚህን ምልክቶች ማድረግ አይችልም ዘአንተ ታደርጋቸው፤ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር። መለሰ ኢየሱስ እና አለው፡ አሜን አሜን እላለሁ ለአንተ፤ አንድ ሰው ከላይ ካልተወለደ፤ የእግዚአብሔርን መንግሥት ማየት አይችልም። ኒቆዲሞስ ወደ እርሱ እንዲህ አለው፡ አንድ ሰው አሮጊት ሆኖ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ጊዜ ወደ እናቱ ማሳጠን ገብቶ ሊወለድ አይችልም አይደል? መለሰ ኢየሱስ፡ አሜን አሜን እላለሁ ለአንተ፤ ማንም ከውሃ እና ከመንፈስ ካልተወለደ፤ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት አይችልም። ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውክቱ፤ ወዘተወልደ እምመንፈስ መንፈስ ውክቱ። አትደነግጥ ምክንያቱም አልኩህ፤ እናንተ ከላይ መወለድ አለባችሁ። መንፈስ በፈለገበት ደነፍሳል፤ ድምፁንም ትሰማለህ፤ ግን ከየት እንደሚመጣ እና ወደየት እንደሚሄድ አታውቅም፤ ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንደዚሁ ነው። ንቆዲሞስ መለሰ እና አለው፤ እነዚህ ነገሮች እንዴት ሊሆኑ ይችላሉ? መለሰ ኢየሱስ እና አለው፤ አንተ የእስራኤል መምህር ነህ እና እነዚህን አታውቅም? አሜን አሜን እላለሁ ለአንተ፤ የምናውቀውን እንናገራለን እና የተመለከትነውን እንመሰክራለን፤ እናም የአኛን ምስክርነት አትቀበሉም። አንደ ዓለማዊ ነገሮችን ለእናንተ ነገርኩ እና አታምኑም፤ እንዴት ሰማያዊ ነገሮችን ለእናንተ ብነግራችሁ ታምናላችሁ? ወ ምንም አንድ ወደ ሰማይ አልወጣም ከ ሰማይ ከወረደው በስተቀር፤ በሰማይ የሆነው የሰው ልጅ። እና እንደ ሙሴ በምድር በዳ እባቡን ከፍ እንዳደረገው፤ እንደዚሁ የሰው ልጅ ከፍ መደረግ አስፈላጊ ነው፤ እንዲህ በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዳይጠፋ፡ ነገር ግን የዘለዓለም ሕይወት እንዲኖረው። እንደዚህ ለ

አምላክ ዓለምን ወደደ፣ እስከ የእርሱን ካንድ ልደት ልጅ ሰጠ፣ አንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይጠፋ፣ ግን ዘለዓለም ሕይወት ይኖረው። እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም የላከው ዓለምን ለመፍረድ አይደለም፣ ነገር ግን ዓለም በእርሱ አንዲድን ነው። ዘያምን ውስጥ አይኩነንም፤ ዘአይ ያምን ግን ድሮ ተኩነነ፣ እስመ አይ አምነ ውስተ ስመ ብሂል ወልደ እግዚአብሔር ። ይህ ግን ፍርዱ ነው፣ ብርሃን ወደ ዓለም መጥቷል፣ እና ሰዎች ከብርሃን ደልቅ ጨለማን ወደዱ፣ ሥራዎቻቸው እኩይ ስለነበሩ። ሁሉ መሰረታዊ ነገሮችን የሚያደርግ ብርሃንን ይጠላል እና ወደ ብርሃን አይመጣም፣ ሥራዎቹ እንዳይገለጹ። ግን እውነትን የሚያደርግ ወደ ብርሃን ይመጣል፣ ስራዎቹ እንዲገለጡ፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ውስጥ ተሠርተዋልና።

ከእነዚህ በኋላ ኢየሱስ እና ደቀ መዛሙርቱ ወደ ይሁዳ ምድር መጡ፣ እዚያም ከእነርሱ ጋር ቆይቶ ይጠምቅ ነበር። ዮሐንስም በሳሌም አቅራቢያ በአይኖን እያጠመቀ ነበር፣ ምክንያቱም እዚያ ብዙ ውሆች ነበሩ፣ እና ሰዎች መጥተው ይጠመቁ ነበር። ምክንያቱም ዮሐንስ ገና ወደ እስር ቤት ተወርውሮ አልነበረም። ስለዚህ፣ ከዮሐንስ፣ ደቀ መዛሙርት፣ ጋር፣ ከአንድ፣ አይሁዳዊ፣ ጋር፣ ስለ፣ ማጽዳት፣ ክርክር፣ ተፈጠረ። እና ወደ ዮሐንስ መጡ እና አሉት፣ ረቢ፣ ከአንተ ጋር በዮርዳኖስ ማዶ የነበረው፣ አንተ ስለእርሱ የመሰከርከው፣ እነሆ እርሱ ያጠምቃል እና ሁሉም ወደ እርሱ ይመጣሉ። ዮሐንስ መለስ እና አለ፣ ሰው ከሰማይ የተሰጠው ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር መውሰድ አይችልም። እናንተ ራሳችሁ ለእኔ ትመስክሩላችሁ፣ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም፣ ነገር ግን ከእርሱ በፊት የተላከሁ ነኝ እንዳልኩ። ዘያዘ ሙርተ መርዓዊ ውእቱ፤ ዘወ ፈቃዲሁ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዕ ቃሎ፣ በደስታ ይደሰት በእንተ ቃለ መርዓዊ ። ይእቲ እንከ ደስታይ እየ ተመልከት ። ያ መጨመር አለበት፣ እኔ ግን መቀነስ አለብኝ። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከምድር የሆነው ከምድር ነው እና ከምድር ይናገራል፣ ከሰማይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ወዘ፣ ርእዮ፣ ወሰምዐ፣ ዝንቱ፣ ይመሰክር፣ ወመስክሮ፣ አልቦ፣ ዘይነሥእ። ያን የእርሱን ምስክርነት የወሰደ፣ አምላክ እውነተኛ መሆኑን ማህተም አድርጓል። ዘለአኩ፣ እግዚአብሔር፣ ቃላተ፣ እግዚአብሔር፣ ይነገር፣ እስመ፣ አይሁብ፣ እግዚአብሔር፣ መንፈስ።

በመስፈርት። አቡ ልጁን ይወዳል እና ሁሉን በእጁ ሰጥቶታል።  
ዘየሚያምን በወልድ ዘለዓለም ሕይወት አለው፣ ዘማያምር ለወልድ ግን  
ሕይወትን አይመለከትም፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቍጣ በእርሱ ላይ  
ይኖራል።

4

እግዚአብሔር ፈሪሳውያን ኢየሱስ ከኖሩት ስንደሰም ደቀ  
መዘሙርትን እያደረገ እና እያጠመቀ እንደሆነ እንደሰሙ ያወቀ። ምንም  
እንኳን እንደ እውን ኢየሱስ በራሱ አይጠመቅም ነበር። ነገር ግን ደቀ  
መዘሙርቱ ነበሩ። የይሁዳን፣ ተወ፡እና፡ወደ፡ገሊላ፡ሄደ። እርሱ በሳማርያ  
ማለፍ ግድ ነበረ። ስለዚህ ወደ ሳማርያ ከተማ የሚጠራው ሲኸር  
ይመጣል፣ ያዕቆብ ለልጁ ኖሴፍ የሰጠው ቦታ አጠገብ፣ ግን እዚያ  
የያዕቆብ ምንጭ ነበረ። ስለዚህ ኢየሱስ ከጉዞው የተዳከመ በምንጩ  
ላይ ተቀመጠ፤ ሰዓቱ እንደ ስድስተኛ ነበረ። ከሳማርያ አንዲት ሴት ውሃ  
ለመቅዳት ትመጣለች። ኢየሱስ እንዲህ ይላታል፣ ለመጠጣት ስጠኝ።  
ደቀ መዘሙርቱ ምግብ ለመግዛት ወደ ከተማ ስለሄዱ። ሳማርያዊቱ  
ሴቲቱ እንግዲህ ትላለች፣ አንተ አይሁዳዊ ሆነህ እንዴት ከእኔ  
ከሳማርያዊት ሴት ለመጠጣት ትጠይቃለህ፤ አይሁዳውያን  
ከሳማርያውያን ጋር አይተባበሩምና። መለሰ ኢየሱስ እና አላት፣ ከሆነ  
ያወቅሽ የእግዚአብሔርን ስጦታ፣ እና ማን እንደሆነ የሚለሽ፣ ስጪኝ  
ለመጠጣት፣ አንቺ ትጠይቁው ነበር፣ እና እርሱም ሕያው ውሃ ይሰጥሽ  
ነበር። ሴቲቱ ትላለው፣ ጌታ፣ ባልዲ የለህም፣ እና ጉድጓዱ ጥልቅ ነው፣  
ስለዚህ ሕያውን ውሃ ከየት አለህ። አንተ ከአባታችን ያዕቆብ የበለጠ  
ትልቅ ነህ እንዴ፣ እሱ ጉድጓዱን ለእኛ የሰጠን፣ እና እሱ ራሱ ከእሱ ጠጣ፣  
ልጆቹም እና እንስሳቱም ጠጡ? መለሰ ኢየሱስ እናም አለላት፣ ሁሉ  
ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ እንደገና። ማንም ግን ከዚህ ውሃ  
ዘእሰጠው ቢጠጣ፣ ለዘላለም አይጠማም፣ ግን እኔ የምሰጠው ውሃ  
በእርሱ ውስጥ ወደ ዘለዓለም ሕይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ  
ይሆናል። ሴቲቱ ወደ እርሱ ትላለች፣ ጌታ፣ ይህን ውሃ ስጠኝ፣  
እንዳይጠማኝ እና እዚህ ውሃ ለመቅዳት እንዳልመጣ። ኢየሱስ ይህን  
ይላታል፤ ሂጂ ባልሽን ጥራው እና እዚህ ና። መለሰች ሴቲቱ እና አለች፣

ወንድ አልኖረኝም። ኢየሱስ እንዲህ አላት፤ በደንብ ነው ያልሸው ወንድ አልኖረኝም ብለሽ፤ አምስት ወንዶች ነበሩህ፤ እና አሁን የምትደዘው የአንተ ባል አይደለም፤ ይህን እውነት ተናግረሃል። ሴቲቱ፣ ትለዋለች፤ እግዚአብሔር እንደሆነው፤ ከመጠን፤ ከሆሎኮስት፤ ከባቶቻችን በዚህ ተራራ ላይ ሰግደዋል፤ እናንተ ግን በኢየሩሳሌም ነው መስገድ የሚገባው ቦታ ትላላችሁ። ኢየሱስ ይህን ይላታል፤ ሴት ሆይ፤ አምኒኝ፤ ምክንያቱም ሰዓት ይመጣል እንደ ወይም በዚህ ተራራ ላይ ወይም በኢየሩሳሌም ለአባት የምትሰግዱበት። እናንተ የማታውቁትን ትሰግዳላችሁ፤ እኛ የምናውቀውን እንሰግዳለን፤ ምክንያቱም ድኅነት ከአይሁድ ነው። ግን ሰዓት ይመጣል፤ እና አሁን ነው፤ እውነተኛ አምላኪዎች ለአባት በመንፈስ እና በእውነት የሚሰግዱበት፤ እና አባት እንደዚህ ያሉ ለእርሱ የሚሰግዱትን ይፈልጋል። መንፈስ ጌን እግዚአብሔር፤ እና እሱን የሚያመልኩት በመንፈስ እና በእውነት ማምለክ ያስፈልጋል ። ሴቲቱ ለእርሱ ትላላች፤ አውቃለሁ ክርስቶስ የሚባለው መሲሕ ይመጣል፤ ያ መቼ ሲመጣ ሁሉን ለእኛ ያስታውቃል። ኢየሱስ እንዲህ አላት፤ ከአንቺ ጋር እየተናገርኩ ያለሁት እኔ ነኝ። እናም በዚህ ላይ ደቀ መዛሙርቱ መጡ፤ እናም ተደነቁ ምክንያቱም ከሴት ጋር ይናገር ስለነበር፤ ነገር ግን ማንም ምን ትፈልጋለህ? ወይም ከአሷ ጋር ምን ትናገራለህ? አላለም። ሴቲቱ የውሃ ማሰሮዋን ትታ ወደ ከተማዋ ሄደች፤ እና ለሰዎቹ ትላላች፤ ንዑ ርአዩ ሰብእ ዘይቤለኒ ኩሎ ዘገበርኩ፤ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ፤ እንግዲህ ከከተማዋ ወጡና ወደ እርሱ እየመጡ ነበር።

በመካከሉ ደቀ መዛሙርት እያሉ መምህር፤ ብላ ሲሉ ይጠይቁት ነበር። ይህ ግን አላቸው፤ እኔ ምግብ አለኝ ለመብላት፤ እርሱ አንተም አይታውቁም። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ እርስ በርሳቸው እያሉ ነበር፤ አንድ ሰው ምግብ አምባቶለት አይሆንም? ኢየሱስ ይላቸዋል፤ የእኔ ምግብ የላከኝን ፈቃድ እንዳደርግ እና የእርሱን ሥራ እንዳጠናቅቅ ነው። አንቺ አንተ አትላላችሁን ገና አራት ወር ነው እና ማጫዱ ይመጣል? እነሆ እላለሁ ለአንተ፤ አንሱ አይኖቻችሁን እና ተመልከቱ መሬቶቹን፤ ምክንያቱም ለማጫድ አስቀድሞ ነጭ ናቸው። እና ያጭደው ደመወዝ ይቀበላል እና ፍሬን ወደ ዘለዓለም ሕይወት ያከማቻል፤ እንዲሁም ዘራው እና ያጭደው አብረው ይደሰቱ። በዚህ ቃሉ እውነተኛ ነው።

ምክንያቱም ሌላው የሚዘራ ነው እና ሌላው የሚያጭድ ነው ። እኔ ላከኋቸው እናንተን ያልተቸገራቸውበትን ለማጨድ፤ ሌሎች ተቸገሩ፤ እናንተ ደግሞ ወደ እነርሱ ድካም ገብታችሁ። ከዚያ ከተማ ብዙ ሳማርያውያን በእርሱ አመኑ፤ በዚያ ሴት ቃል፤ የምትመሰክረው ያደረገሁትን ሁሉ ነገረኝ ብላ። ስለዚህ ሳማርያውያን ወደ እርሱ ሲመጡ፤ እርሱ ከእነርሱ ጋር እንዲቆይ ጠየቁት፤ እና እዚያ ሁለት ቀናት ቆዩ። እናም በቃሉ ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች አመኑ ለእሱን፤ ብእሲት፤ ደብልዋ፤ ከመ፡ ኢእንከ፡ በእንተ፡ ቃልኪ፡ ንእመን፡ እሙንቱ፡ እስመ፡ ሰማዕነ፡ ወንአምር፡ ከመ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ በአማን፡ መድኃኒ፡ ዘዓለም፡ ክርስቶስ።

ከ ሁለት ቀናት በኋላ ግን ከዚያ ወጥቶ ወደ ገሊላ ሄደ። ራሱ ኢየሱስ መሰከረ ምክንያቱም ነቢይ በራሱ አገር ክብር የለውም። ስለዚህ መቼ ወደ ገሊላ መጣ፤ ገሊላውያን ተቀበሉት፤ በኢየሩሳሌም በበዓል ያደረገውን ሁሉ ያዩት፤ እናም እነርሱም ወደ በዓል መጥተው ነበርና።

መጣ እንግዲህ እንደገና ኢየሱስ ወደ ቃና የገሊላ፣ ቸበ አደረገ ውሃን ወይን። እና ነበረ አንድ ንጉሣዊ ሰው፣ የእርሱ ልጅ ታመመ በቃጴርናሁም። ይህ ሰዎቹ ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ መጥቶ እንደሆነ፤ ወደ እርሱ ሄደ እና ይወርድና የእርሱን ልጅ ይፈውስ ዘንድ ጠየቀው፤ ለመሞት ስለነበረ። ኢየሱስ እንግዲህ ወደ እርሱ ብሎ፤ ምልክቶቻችን ድንቆች ካላያቸው አታምኑም። ንጉሣዊው ወደ እርሱ ደላል፤ እግዚአ፤ ልጄ ከመሞቱ በፊት ውረድ። ኢየሱስ ለእርሱ እንዲህ አለው፡ ሂድ፤ ልጅህ ይኖራል። ሰውየውም ኢየሱስ ለእርሱ ያለውን ቃል አመነ፤ እናም ሄደ። ቀድሞውኑ ግን እየወረደ እያለ ባሪያዎቹ አገኙት እና ዘገቡለት እያሉ ልጅህ ኖሯል። ስለዚህ ከእነርሱ ጠየቀ በየትኛው ሰዓት የተሻለ እንደነበረው። እና ለእርሱ አሉት፡ ትናንት በሰባተኛ ሰዓት ትኩሳቱ ተወው። አወቀ እንከ እቲ አቦ ከምዚ አብታ ንሳ እታ ሰዓት አብ እንተ በሎ ንሱ እቲ የሱስ ከምዚ እቲ ወድኻ ይነብር፤ አሞ አመነ ንሱ አሞ ምሉእ ቤቱ። ይህን እንደገና ሁለተኛ ምልክት አደረገ ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ መጥቶ።

ከዚህ በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ፤ እና ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም  
 ወጣ። ግን በኢየሩሳሌም በበግ ገንዳ ላይ፣ በዕብራይስጥ ቤተሰዓ  
 የምትባል፣ አምስት ረድፎቻ ያላት አለች። በእነዚህ ውስጥ የሕሙማን፣  
 የዕውሮቹ፣ የሰንካላዎቹ፣ የደረቁ ብዙ ብዛት የውሃውን እንቅስቃሴ  
 እየተጠበቁ ይተኛሉ ነበር። መልአክ በየጊዜው ወደ ገንዘቡ ይወርድ ነበር፤  
 እና ውኃው ይታወክ ነበር፤ ስለዚህ ከውኃው መታወክ በኋላ በመጀመሪያ  
 የገባው በማንኛውም በሽታ የተያዘ ሰው ጤነኛ ይሆን ነበር። እንዲሁም  
 አንድ ሰው እዚያ ነበረ፤ ሰላሳ እና ስምንት ዓመታት በድካሙ ውስጥ  
 የነበረ። ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ሲያይ፣ እና ብዙ ጊዜ ቀድሞውኑ  
 እንዳለው ስለ ያወቀ፣ ጤናማ መሆን ተፈልጋለህ? አለው። መለሰለት  
 ድካሙ፣ ጌታ፣ ሰውን አልኖረኝም፣ መቼም ውኃው ሲረበሽ፣ ወደ  
 መዋኛው እንዲጥለኝ። እኔ እየመጣሁ እንዳለሁ፣ ሌላ ከእኔ በፊት  
 ይወርዳል። እየሱስ ለእርሱ እንዲህ አለው፣ ተነሣ፣ ምንጣፍህን አንሣና  
 ተመለስ። እና ወዲያው ሰውየው ጤነኛ ሆነ፣ እና ፍራሹን አነሳና  
 ይመለስ ነበር። በዚያ ቀን ግን ሰንበት ነበር። ስለዚህ አይሁድ  
 ለተፈወሰው ሰው እያሉ ነበር፣ ሰንበት ነው፣ መንበሩን እንድትወስድ  
 አይፈቀድልህም። መለሰላቸው፣ ያደረገኝ ጤነኛ ያ ሰው ለእኔ አለ፣  
 አልጋህን አንሳ እና ተመለስ። ስለዚህ ጠየቁት፣ ምንጣፍህን አንሳና  
 ተመለስ ብሎ ያለህ ሰው ማን ነው? የተፈወሰው ግን ማን እንደሆነ  
 አያውቅም፣ ኢየሱስ ሕዝብ በዚያ ቦታ እያለ ተለይቶ ስለነበረ። ከእነዚህ  
 ነገሮች በኋላ ኢየሱስ በመቅደሱ ውስጥ አገኘው እና እንዲህ አለው፣  
 ተመልከት፣ ጤናማ ሆነሃል፤ ከእንግዲህ ወዲህ አትበድል፣ የከፋ ነገር  
 እንዳይደርስብህ። ሰውየው ሄደ እና ለአይሁድ አሳወቀ ምክንያቱም  
 ኢየሱስ ነው እርሱን ጤናማ ያደረገው።

እና በዚህ ምክንያት አይሁዶች ኢየሱስን ይከተሉ ነበር፣ እና እርሱን  
 ለመግደል ይፈልጉ ነበር፣ ምክንያቱም እነዚህን በሰንበት ሠራ። ኢየሱስ  
 ግን መለሰላቸው፣ አባቴ እስከ አሁን ይሰራል፣ እኔም አሰራለሁ። በዚህ  
 ምክንያት ስለዚህ አይሁድ እርሱን ለመግደል ይበልጥ ይፈልጉ ነበሩ፣ ስለ

ሰንበትን ብቻ አይደለም ደፊታ ነበረ፤ ነገር ግን አምላክን ራሱን አባት ብሎ ደላል ነበረ፤ ራሱን ለአምላክ እኩል አያደረገ።

መለሰ እንከ ኢየሱስ ወደቤሎሙ፡ አሜን አሜን አብላክሙ፡ አይክል ወልድ ደግበር እምነፍሱ ዘኢኮነ፡ ዘእንበለ ዘይራኢ አባ ደገብር። ዘእስመ ዘይገብር ውእቱ፡ ዝንቱኒ ወልድ ከማሁ ደገብር። አቡ ለወልድ ደፊቅር ወኩሎ ያርእዮ ዘእግዚአብሔር ደገብር፤ ወዘይበልጥ እምእሉ ግብረ ያርእዮ ከመ አንትሙ ትደነቁ። ልክ እንደ አባት ሙታንን ያስነሣል እና ሕይወት ይሰጣል፤ እንደዚሁም ወልድ የሚወዳቸውን ሕይወት ይሰጣል። ወአይደለም ለአባት ደፈርድ አንድም፤ ነገር ግን ፍርድን ሁሉ ሰጥቷል ለልጁ። ስለዚህ ሁሉ ለወልድ ያከብሩ እንደ ለአብ ያከብሩ። ዘአይከብር ለወልድ አይከብር ለአብ ዘፈነም። አማን አማን እላለሁ ለእናንተ፤ ቃሌን የሚሰማና ላከኝን የሚያምን ዘለዓለማዊ ሕይወት አለው፤ ወደ ፍርድም አይመጣም፤ ነገር ግን ከሞት ወደ ሕይወት አልፏል። አማን አማን እላቸኋለሁ፤ ሰዓት ትመጣለቸ፤ እና አሁንም ናት፤ ሙታን የእግዚአብሔርን ወልድ ድምፅ የሚሰሙበት፤ እና ሰምተው የሚኖሩበት። ልክ እንደ አብ ሕይወት በራሱ እንዳለው፤ እንደዚሁ ለልጁም ሕይወት በራሱ እንዲኖረው ሰጠው። እና ሥልጣን ሰጠው ለእርሱ እና ፍርድ እንዲያደርግ፤ ምክንያቱም የሰው ልጅ ነው። አትደነግጡ በዚህ፤ ምክንያቱም ሰዓት ትመጣለቸ በአሷ ሁሉም እነዚያ በመቃብሮቹ ያሉ ድምጹን ይሰማሉ። ወይወጹ እለ መልክዐ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ሕይወት ፣ ወእለ ረሲዐ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ፍትሕ ።

አይቻልም እኔ ከራሴ ምንም ማድረግ። እንደምሰማው አፈርዳለሁ፤ እና ፍርዴ ዳድቅ ነው፤ ምክንያቱም የራሴን ፈቃድ አልፏልግም፤ ግን የላከኝን አባቴን ፈቃድ አፈልጋለሁ። እንደ እኔ ስለ እኔ እመሰክር፤ ምስክርነቴ እውነተኛ አይደለም። ሌላ ነው የሚመሰክረው ስለ እኔ፤ እና አውቃለሁ እውነተኛ ነው የምስክርነቴ የሚመሰክረው ስለ እኔ። አንቶ ወደ ዮሐንስ መላክ፤ እና እርሱ ለእውነት መስክሯል። እኔ ግን ከሰው ምስክርነት አልወሰድም፤ ነገር ግን እነዚህን እላለሁ እንዲሁም እናንተ እንድትድኑ። ያ ሙብራት የሚያቃጥል እና የሚያበራ ነበረ፤ እናንተ ግን ለጊዜው በእርሱ ብርሃን ለመደሰት ፈለጋችሁ። እኔ ግን ከዮሐንስ

የምስክርነት የበለጠ አለኝ፣ ምክንያቱም አባት እንዲጠናቅቃቸው የሰጠኝ ስራዎች፣ እነዚያ እኔ የማደርጋቸው ስራዎች፣ አባት እንደላከኝ ስለ እኔ ይመስክራሉ። ወዘፈነው፣ አብ፡ው-አቱ፣ አመሰክረ፣ በእንቲአየ። ወኪቃሎ፣ ሰማዕክሙ፣ ዘልፈ፣ ወኪመልክኮ፣ ርኪክሙ። እናም የእርሱ ቃል በእናንተ ውስጥ የሚቀር አይኖራቸውም፣ ምክንያቱም ያ የላከውን በዚህ እናንተ አታምኑም። ፈተሹ መጻሕፍተ፣ እስመ አንተሙ ትመስሉ በውስቴቶን ሕይወተ ዘለዓለም ለብዌ፣ ወእለኒ እማንቱ አለ ይመስክራለኝ። እናም አትፈልገም ወደ እኔ ለመምጣት፣ ሕይወት እንድታገኙ። ክብር ከሰዎች አልወስኗልም። ነገር ግን አውቄአለሁ እናንተን፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር በራሳችሁ ውስጥ እንደማትይዙ። አነ መጻእኩ በስመ አቡዮ፣ ወኪትወስዱኒ። ለእመ ካልእ መጽአ በስመ ዘርእሱ፣ ለው-አቱ ትወስዱ። እንዴት ላማመን ትቸላላችሁ፣ ከእርስ በርሳችሁ ክብር እየወሰዳችሁ፣ ከብቸኛው አምላክ የሚመጣውን ክብር ግን አትፈልገም? አትሰቡ እኔ ወደ አባት እከሳችኋለሁ፣ የሚከሳችሁ ሙሴ ነው፣ በእርሱ ላይ እናንተ ተስፋ አድርጋችኋል። እስመ ለሙሴ አመንክሙ፣ አመንክሙ ኅበ ሊተ፣ እስመ ብእንተ ሊተ ው-አቱ ጸሐፈ። ግን እንደ ያ ጽሑፋት አይታሙኑ፣ እንዴት የኔን ቃላት ታምናላችሁ፤

6

ከዚህ በኋላ ኢየሱስ የገሊላ ባህርን የጢቤርያስን ማዶ ሄደ። ውብዙሕ፣ ሕዝብ፣ ደከተሎ፣ ነበረ። ስለዚህ፣ የእርሱን ምልክቶች በሕመማን፣ ላይ፣ የሠራቸውን፣ ስለሚመለከቱ። ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጣ እና እዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ። ቅርብ ነበረ ግን ፋሲካ፣ በዓለ አይሁድ ። ስለዚህ ኢየሱስ አይኖቹን ከፍ አድርጎ ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ ተመልክቶ፣ ወደ ፊሊጶስ እንዲህ አለው፣ እነዚህ እንዲበሉ ዳቦዎችን ከየት እንግዛ? ይህን ግን ይላል እየሞከረው፣ እርሱ ራሱ ምን ሊያደርግ እንደነበር ያውቅ ነበር። መለሰለት ፊልጶስ፣ የሁለት መቶ ዴናሪዎች ዳቦዎች አይበቃቸውም እንዲሁም እያንዳንዳቸው ትንሽ እንዲወስዱ። አንድ ከደቀ መዛሙርቱ ማለትም የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም አንድርያስ ለእርሱ ይላል አንድ ልጅ እዚህ ነው፣ እሱ አምስት የገብስ እንጂራዎች እና ሁለት ዓሦች አሉት፣ ግን እነዚህ ለእንደዚህ ብዙ

ሰዎች ምን ናቸው፤ ኢየሱስ ግን፤ ሰዎቹን እንዲደገፉ አድርገው አለ። በዚያ ቦታ ሳር ብዙ ነበረ። ስለዚህ ወንዶቹ ደገፉ፤ ቁጥራቸው እንደ አምስት ሺህ ነበረ። ኢየሱስ ግን እንጂራዎቹን ወስዶ አመስግኖ ለደቀ መዛሙርቱ አከፋፈለ። ደቀ መዛሙርቱም ለተደገሰው ሰዎች፣ በተመሳሳይም ከዓሣዎቹ ምን ያህል እንደፈለገ። እንደ ተሞሎ፣ ለደቀ መዛሙርቱ ይለል፤ የቀሩትን ቁጥራጮች ሰብስቦ፣ እንዳይጠፉ ምንም። ስለዚህ ሰበሰቡ እና አሥራ ሁለት ቀርጫቶችን በቁርጥራጮች ሞሉ፣ ከአምስቱ የገብስ እንጂራዎች ዘተረፉ ለበሉት። እነዚያ እንግዲህ ሰዎች የኢየሱስ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ፣ ይህ በአውነት ወደ ዓለም መጪው ነቢይ ነው ይላሉ ነበር። ኢየሱስ እንግዲህ ያወቀ ምክንያቱም ሊመጡ እና ሊደዙት ገንስ እንዲያደርጉት ይሆናሉ፣ እንደገና ወደ ተራራው ብቻውን ተመለሰ።

እንደ ምሽት ሲደርስ፣ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ባህሩ ወረዱ። እና ወደ መርከቡ ገብተው፣ ወደ ቀፈርናሆም የባሕሩን ማዶ ይመጡ ነበር። ጨለማም አስቀድሞ ወርዶ ነበር፣ እና ኢየሱስ ወደ እነርሱ አልመጣም ነበር። ባህሩም በታላቅ ጎፋስ በሚነፍስ ተነሣዕ። ስለዚህ እንደ ሃያ አምስት ወይም ሰላሳ ስታድዮኖች ተነዳጅተው፣ ኢየሱስን በባሕር ላይ እየተመለሰ እና ወደ መርከቡ ሲቀርብ አዩ፣ እና ፈሩ። ይህ ግን ይላቸዋል፣ እኔ ነኝ፣ አትፍሩ። ስለዚህ እርሱን ወደ መርከቡ ለመውሰድ ይፈልጉ ነበር ፣ እና ወዲያውኑ መርከቡ እየሄዱ ወደ ነበሩበት ምድር ላይ ሆነ ።

በቀጣይ ቀን በባህር ማዶ የቆመው ሕዝብ ያየው እንደሆነ ከአንድ ያ ጁልባ በስተቀር ሌላ ጁልባ እዚያ አልነበረም፤ ደቀ መዛሙርቱ የገቡበት ጁልባ ነበር፤ እናም ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ጁልባው አልገባም፤ ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸው ሄዱ። ግን መርከቦቹ ከጢቤርያስ መጡ ወደ ቦታው ቅርብ፣ እነርሱ ዳቦውን በሉበት ጌታ ከአመሰገነ በኋላ። ስለዚህ መቼ ሕዝቡ አየ ኢየሱስ እዚያ እንደሌለ ወይም ደቀ መዛሙርቱም እንደሌሉ፣ እነርሱ ወደ መርከቦቹ ገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ ቃጳርናሁም መጡ። እና ከባህር ማዶ ያገኙት በኋላ፣ ረቢ፣ መቼ እዚህ ደረስክ? አሉት። መለሰላቸው ኢየሱስ እና አላቸው፣ አሜን አሜን አላቸዱለሁ፣ ትፈልጉኛላቸሁ፣ ምልክቶችን

ስላያቸው አይደለም፣ ግን ከዳቦዎቹ በልታቸው ስለጠገባቸው ነው። ስሩ አይ ዘመብልዕ ዘትጠፍኦ፣ ግን ዘመብልዕ ዘትነብር ውስተ ሕይወት ዘለዓለም ፣ እንተ ወልደ ሰብ ለክሙ ይሁብ ፣ ለዝንቱ እስመ አብ ሐተመ እግዚአብሔር ። ስለዚህ፡ ወደ፡ አርሱ፡ አልኩ፡ የእግዚአብሔርን፡ ሥራዎቹ፡ እንዲንሠራ፡ ምን፡ እናድርግ። መለሰ ኢየሱስ እና አላቸው፡ ይህ ነው ሥራ የእግዚአብሔር፡ እንዲታምኑ በዘላከው ያ።

አልኩት ስለዚህ ለአርሱ፡ ምን ምልክት ታደርግ አንተ እንዲሁ እናይ እና እናምንህ፤ ምን ትሠራ፤ አባቶቻችን በምድረ በዳ ማናን በሉ፤ እንደተጻፈው፡ ከሰማይ ዳቦ ሰጣቸው እንዲበሉ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፡ አሜን አሜን እላቸዷለሁ፤ ሙሴ ከሰማይ ዳቦን አልሰጣቸውም፡ ነገር ግን አባቴ ከሰማይ እውነተኛውን ዳቦ ይሰጣቸዋል። የእግዚአብሔር ዳቦ ከሰማይ የሚወርድ እና ለዓለም ሕይወት የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ወደ አርሱ አልኩ፡ ጌታ ሆይ፡ ይህን እንጂራ ሁልጊዜ ለእኛ ስጠን። ኢየሱስ ግን ተናገራቸው፡ እኔ የሕይወት ዳቦ ነኝ፤ ወደ እኔ የሚመጣ በፍጹም አይራብም፤ እና በእኔ የሚያምን በፍጹም አይጠማም።

ግን አልኩላቸው፡ ተመልክተውኛል እና አይታምኑም። ሁሉ የሚሰጠኝ አባት ወደ እኔ ይመጣል፤ እና ወደ እኔ የሚመጣውን በምንም መንገድ ወደ ውጭ አልጥለውም። ምክንያቱም ከሰማይ ወርጄአለሁ የራሴን ፈቃድ ለማድረግ ሳይሆን፤ እንጂ የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ነው። ይህ ግን የእኔን ያሰደደኝ አባት ፈቃድ ነው። እንዲሁም የሰጠኝን ሁሉ ከእሱ አልጠፋ፤ ነገር በመጨረሻው ቀን እነሳዋለሁ። ይህ ግን የላከኝን ፈቃድ ነው፤ እንዲሁም ልጁን የሚመለከት እና ወደ አርሱ የሚያምን ሁሉ ዘለዓለማዊ ሕይወት ይኖረው፤ እና እኔ በመጨረሻው ቀን እነሳዋለሁ። ስለዚህ እቶም አይሁድ ስለ አርሱ ተቆጠጡ፤ ምክንያቱ በእ፣ እኔ እየ እቲ እንጂራ እቲ ካብ ሰማይ ወራዱ። እና እያሉ ነበር፤ ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን፤ እኛ አባቱንና እናቱን የምናውቀው፤ ስለዚህ እንዴት ነው ይህ ከሰማይ ወርጄአለሁ የሚለው፤ መለሰ እንግዲህ ኢየሱስ እና አላቸው፡ አትምረምሩ እርስ በርሳቸው። ማንም ሰው ወደ እኔ ሊመጣ አይችልም፤ እኔን የላከው አባት ካልሳበው በስተቀር፤ እና እኔ

በመጨረሻው ቀን አነሳዋለሁ። ተጽፏል በነቢያት ውስጥ፤ እና ሁሉም በእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ከአባት የሰማና የተማረ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። አይደለም ምክንያቱም አባቱን አንድ ሰው አይቶ፤ ከአምላክ የመጣው እንጂ፤ ይህ አባቱን አይቶ። አሜን አሜን አላለሁ ለእናንተ፤ በእኔ ያምናል ያ ዘለባለማዊ ሕይወት አለው። አነ እመሂ ዳቦ ዘሕይወት። አባቶቻቸው በረሃ ውስጥ ማና በልተው ሞቱ። ይህ ከሰማይ የሚወርድ እንጂራ ነው፤ ማንም ከእሱ በልቶ እንዳይሞት። አነ እሙ ሳብስት ሕያው ዘወረደ እምሰማይ፤ እሙ ዘ በልዕ እምዝንቱ ሳብስት፤ ይሕዩ ለዘለባለም። ወሳብስት ዘአነ እሁብ፤ ሥጋዩ ይኩን፤ ዘአነ እሁብ ለሕይወተ ዓለም። እነዚያ አይሁድ እንግዲህ እርስ በርሳቸው ይዋጉ ነበር እያሉ፤ ይህ እንዴት ሥጋውን ለእኛ ሊሰጥ ይችላል እንደንበላ? ስለዚህ ኢየሱስ ላቸው እንዲህ አለ፤ አሜን አሜን አላቸኋለሁ፤ የሰው ልጅን ሥጋ ካልበላቸው እና ደሙን ካልጠጣቸው፤ በራሳቸው ውስጥ ሕይወት የላቸውም። ዘየበላ ሥጋዩ እና ዘየሰተየ ደሜ አለው ሕይወተ ዘለባለም፤ እና እኔ እነሣዕ በመጨረሻ ቀን። ለምክንያቱም ሥጋዬ እውነተኛ መብል ነው፤ እና ደምዬ እውነተኛ መጠጥ ነው። ዘይበልዕ ሥጋዩ ወይሰቲ ደምዩ በኔ ይነብር፤ ወአነኒ በኪያሁ። እንደ አነሳኝ እኔን ሕያው አባት እና እኔ እኖራለሁ በአባት፤ እንዲሁም የሚበላኝ እኔን ያም ይኖራል በእኔ። ይህ ነው እንጂራው ከሰማይ የወረደው፤ እንደ አባቶቻቸው ማናን በልተው የሞቱት አይደለም፤ ይህን እንጂራ የሚበላው ለዘላለም ይኖራል። እነዚህ ነገሮች በካፐርናሁም በጉባኤ ውስጥ እያስተማረ ሳለ አለ።

ብዙዎች ስለዚህ ከደቀ መዛሙርቱ ሰምተው፤ ይህ ቃል ከባድ ነው፤ ማን ሊሰማው ይችላል? አሉ። ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እንደሚገረምሩ በራሱ ያወቀ፤ ላቸው ተናገረ፤ ይህ እናንተን ያስለምዳል? ከሆነ እንግዲህ የሰውን ልጅ ወደ ቀድሞ የነበረበት ሲወጣ ብታዩሉ? መንፈስ ነው ሕይወት የሚሰጠው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ ለእናንተ የማወራቸው ቃላት መንፈስ ናቸው እና ሕይወት ናቸው። ግን ከእናንተ መካከል አንዳንዶች አሉ እነዚያ አያምኑም። ኢየሱስ ከመጀመሪያው ያውቅ ነበር እነዚያ የማያምኑትን እና እርሱን የሚያስረክበው ማን እንደሆነ። እናም እያለ፤ በዚህ ምክንያት ነው ለእናንተ ያልኩት ማንም ወደ እኔ መምጣት አይችልም፤ ከአባቱ ለእርሱ

ካልተሰጠው በስተቀር። ከዚህ የተነሳ ብዙዎች ከደቀ መዛሙርቱ ወደ ጓላ ሄዱ እና ከእንግዲህ ከእርሱ ጋር አልተመላለሱም። ስለዚህ ኢየሱስ ለአሥራ ሁለቱ አለ። እናንተም ለመሄድ አትፈልጉም? ስምዖን ጴጥሮስ መላሰለት እንዲህ ብሎ፡ ጎደታ፡ ወደ ማን እንሄዳለን? የዘለዓለም ሐይወት ቃላት አለህ። እና እኛ አምነናል እናም ዐውቀናል እንደ አንተ ክርስቶስ ነህ። የሕያው እግዚአብሔር ወልድ። መለሰላቸው ኢየሱስ፣ እኔ እናንተን አሥራ ሁለቱን አልመረጥኳቸውም? እና ከእናንተ አንዱ ዲያብሎስ ነው። ይላል ግን ስለ ይሁዳ የሲሞን እስቅርዮጣዊ፣ ይህ ለ እሱ ሊያስረክበው ነበረ፣ አንድ ሆኖ ከ አሥራ ሁለቱ።

7

እና እየሱስ ከእነዚህ ነገሮች በኋላ በገሊላ ደመላለስ ነበር፣ በይሁዳ ደመላለስ ይፈልግ አልነበረም። ምክንያቱም አይሁዶች እሱን ለመግደል ይፈልጉ ነበሩ። የአይሁድ በዓል ማለትም የድንኳናት በዓል ቅርብ ነበረ። ስለዚህ ወንድሞቹ ወደ እርሱ አሉት፣ ከዚህ ውጣ እና ወደ ይሁዳ ሂድ፣ እንዲ ደቀ መዛሙርትህም የምታደርገውን ሥራዎቻህን ያዩ። ምንም አንድ በምስጢር ነገር ያደርጋል እና እሱ በግልጽ መሆንን ይፈልጋል። እነዚህን ታደርጋለህ ከሆነ፣ ራስህን ለዓለም አሳይ። ወላም እንኳ እሳዋት በእርሱ አላመኑም። ኢየሱስ ስለዚህ ላቸው ይላል፣ የኔ ጊዜ እስካሁን አልመጣም፣ የእናንተ ጊዜ ግን ሁልጊዜ ዝግጁ ነው። ዓለም እናንተን ሊጠላ አይችልም፣ እኔን ግን ይጠላል፣ ምክንያቱም እኔ ስለ እሱ እመሰክራለሁ፣ ሥራዎቹ ክፉ እንደሆኑ። አንቶ ወደ ይህ በዓል ውጡ፣ እኔ ገና ወደ ይህ በዓል አልወጣም፣ ስለዚህም የእኔ ጊዜ ገና አልተሞላም። እነዚህን ነገሮች ግን ላቸው ብሎ በገሊላ ቆየ። እንደ ወንድሞቹ ወደ ላይ ሄዱ፣ ከዚያ እርሱም ወደ በዓሉ ሄደ፣ በግልጽ አይደለም፣ ግን በምስጢር። ስለዚህ አይሁድ በበዓሉ ላይ እርሱን ይፈልጉ ነበር እና ያ ሰው የት ነው? ይላሉ ነበር። እና ብዙ ምሬት ስለ እርሱ በህዝቦች ውስጥ ነበረ። አንዳንዶች መልካም ነው ብለው ይላሉ ነበር። ሌሎች ግን አይደለም፣ ግን ህዝቡን ያስታውቃል ብለው ይላሉ ነበር። ግን ምንም አንድ በግልጽነት ስለ እርሱ እየተናገረ አልነበረም በአይሁዶች ፍርሃት ምክንያት።

ቀድሞውኑ ግን በዓሉ በመሃል ላይ እያለ ኢየሱስ ወደ መቅደሱ ወጥቶ ያስተምር ነበር። እና አይሁዶቹ ተደነቁ እንዲህ ብለው፣ ይህ ሰው ፊደላትን እንዴት ያውቃል ሳይማር? ኢየሱስ፡ ስለዚህ፡ መለሰላቸው፡ እና፡ አለ፡ የእኔ፡ ትምህርት፡ የእኔ፡ አይደለም፡ ነገር፡ ግን፡ የላከኝ፡ ነው። ማንኛውም ሰው የእርሱን ፈቃድ ማድረግ ቢፈልግ፣ ስለ ትምህርቱ ይወቃል፣ ከአምላክ ነው ወይስ እኔ በራሴ እናገራለሁ። ከራሱ የሚናገር የራሱን ክብር ይፈልጋል፣ ግን የላከውን ክብር የሚፈልግ፣ ይህ እውነተኛ ነው፣ እና ኢፍትሃዊነት በእርሱ የለም። ሙሴ ሕጉን ለእናንተ አልሰጣችሁም፤ እና ማንም ከእናንተ ሕጉን አያደርግም። ለምን እኔን ለመግደል ትፈልጋላችሁ፤ መለሰ ብዙኑ ሰብእ እና ደቤ፣ አጋንንት ተበከ፣ መኑ ለከ ይፈቅድ ይቅተለክ፤ መለሰ ኢየሱስ እና አለላቸው፡ አንድ ሥራ ሠራሁ፤ እናም ሁሉ በዚህ ምክንያት ትደነቃላችሁ። ሙሴ ግርዘትን ሰጣችሁ፣ ምክንያቱም ከሙሴ የመጣ ስላልሆነ፣ ነገር ግን ከአባቶቹ የመጣ ነው፣ እናም በሰንበት ሰውን ትገርዛላችሁ። እንደ ግርዘት ሰው በሰንበት ይቀበል እንዲሁ የሙሴ ሕግ አይፈርስ፣ ሙሉ ሰውን ጤነኛ በሰንበት ስላደረግሁ ለእኔ ትቆጣላችሁ በመልክ አይፍረዱ፣ ግን ጻድቁን ፍርድ ፍረዱ። ስለዚህ አንዳንድ የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች፣ ይህ ሊገድሉት የሚፈልጉት አይደለምን? ይላሉ። እና አይ በግልጽ ይናገራል፣ እና ምንም ለእርሱ አይሉትም። ምናልባት አለቆቹ በእውነት ያወቁ ይሆን ይህ በእውነት ክርስቶስ መሆኑን? ግን ይህን ከየት እንደሆነ እናውቃለን፤ ክርስቶስ ግን መቼ ቢመጣ ማንም ከየት እንደሆነ አያውቅም። ኢየሱስ በቤተ መቅደስ ውስጥ እያስተማረ ጮኾ እና እንዲህ አለ፣ እናንተ እኔን ታውቁኛላችሁ፣ እና ከየት እንደሆንኩ ታውቃላችሁ፣ እና ከራሴ አልመጣሁም፣ ግን የላከኝ እውነተኛ ነው፣ እሱን ግን አንተም አታውቁትም። እኔ አውቀዋለሁ እርሱን፣ ምክንያቱም ከእርሱ ነኝ እናም እርሱ እኔን ላከኝ። እንግዲህ እርሱን ለመያዝ ይፈልጉ ነበር፣ እና ማንም እጁን ላይው አላደረገም፣ ምክንያቱም የእርሱ ሰዓት አስካሁን አልመጣም ነበር። ብዙዎች ግን ከሕዝቡ ወደ እርሱ አመኑ እና እንዲህ ይላሉ ነበር፣ ክርስቶስ ሲመጣ፣ ይህ ከሠራቸው የበለጠ ምልክቶቹን ያደርጋል እንዴት? ሰሙ ፈሪሳውያን ሕዝብ እንደ ደትኔዘዝ በእንቲአሁ አላንቶን፣ ወፊ ነው አግብርተ ፈሪሳውያን ወሊቃነ ካህናት ከመ ይፀብጥዎ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ገና ትንሽ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ እና ወደ ያነገሰኝ እሄዳለሁ።

ትፈልጉኝ እና አትገኙኝም፤ እና እኔ ባለሁበት፤ እናንተ መምጣት አትችሉም። ስለዚህ አይሁድ በራሳቸው መካከል አሉ፤ ይህ ሰው የት ሊሄድ ነው፤ እኛ እንዳናገኘው? ምናልባት ወደ የግሪኮች መበታተን ሊሄድ እና ግሪኮችን ሊያስተምር ነው? ይህ ያለው ቃል ምንድን ነው፤ ትፈልጉኝ እና አትገኙኝም፤ እና እኔ ያለሁበት ቦታ እናንተ መምጣት አትችሉም?

በመጨረሻዎ ታላቋ ቀን የበዓሉ ኢየሱስ ቆሞ ጮኹ እንዲህ ብሎ፤ አንድ ሰው ቢጠማ ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። ዘየአምን፡ ውስቴተ፡ አነ፡ ከመ፡ ይቤ፡ መጽሐፍ፡ አንሃር፡ ይፈልቁ፡ አምከርሁ፡ ማየ፡ ሕይወት። ይህን ግን አለ ስለ መንፈስ እነዚያ የሚያምኑ ወደ እርሱ ሊወስዱ የነበሩት፤ ገና መንፈስ ቅዱስ አልነበረም፤ ስለዚህ ኢየሱስ ገና አልተከበረም። ብዙዎች ስለዚህ ከሕዝቡ ቃሉን ሰምተው፤ ይህ እውነተኛ ነቢዩ ነው ይላሉ ነበር። ሌሎች እያሉ ነበር፤ ይህ ክርስቶስ ነው፤ ሌሎች እያሉ ነበር፤ ክርስቶስ ከገሊላ አይመጣም እንዴ? መጻሕፍት አላላቸምን እንደ ክርስቶስ ከዳዊት ዘርእ እና ከቤተልሔም መንደር፤ ዳዊት ያለበት፤ ይመጣል? ስለዚህ በሕዝቡ ውስጥ በእርሱ ምክንያት ክፍፍል ሆነ። ገለ ግን ፈቀዱ እምኔሆም ለይይዙ ሎቱ፤ ግን ዘአልቦ አንበረ ላዕሌሁ እደሁ። መጡ እንግዲህ አገልጋዮቹ ወደ ካህናት አለቆቹ እና ፈሪሳውያን፤ እና እነዚያም አሏቸው፤ ለምን አላመጣቸውትም፤ አገልጋዮቹ መለሱ፤ ማንም ሰው እንደዚህ ሰው እንደተናገረ በፍፁም አልተናገረም። መለሱ እንግዲህ ላቸው ፈሪሳውያን፤ እናንተም ተሳስታችኋል? ምንም አንድ ከ መሪዎቹ አመነ በእርሱ ወይስ ከ ፈሪሳውያን? ግን ይህ ሕዝብ ሕጉን የማያውቅ የተረገመ ነው ገቆዲሞስ ወደ እነርሱ ይላል፤ ዘመጽኦ ሌሊት ወደ እርሱ፤ አንድ እምኔሆም ዘሀሎ፤ ሕጋችን ሰውን አይፈርድም፤ ከእርሱ በፊት ካልሰማ እና ምን እንደሚያደርግ ካላወቀ። መለሱ እና ተናገሩት፤ አንተም ከገሊላ ነህን? ፈትሽና ተመልከት፤ ከገሊላ ነቢይ አልተነሣም። እና እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ሄደ።

8

ኢየሱስ ግን ወደ የዘይቶች ተራራ ሄደ። ግን በንግህ እንደገና ወደ ቤተ መቅደስ መጣ፤ እና ሁሉ ሕዝብ ወደ እርሱ መጣ፤ እና ተቀምጦ

እያስተማራቸው ነበር። ጸሐፍትና ፈሪሳውያን ግን በዝሙት ተደዘዩ ነበረችን ሴት አመጡ፤ እና በመካከል አቆሙዋት ይላሉት፤ መምህር፣ ይህች ሴት በዝሙት ድርጊት ላይ ተይዛለች፤ እና በሕጋዊነት ሙሴ እንደዚህ ያሉትን በድንጋይ እንዲወገሩ አዘዘ። አንተ እንግዲህ ምን ትላለህ? ይህን ግን አሉ እየሞከሩት እርሱን፤ እንዲኖራቸው ክስ በእርሱ ላይ። እርሱ ግን ኢየሱስ ወደ ታች ሲደፋ በጣቱ በመሬት ላይ ጽሐፈ። እንደ ቀጾት እየጠየቁት፤ ተነሣ እና አላቸው፤ ኃጢአት የሌለበት ከእናንተ መጀመሪያ ድንጋይ ይውረውባት። እና እንደገና ጎንበስ ብሎ በመሬት ላይ ይጽፍ ነበር። እነዚያም ግን ሰምተው አንድ በአንድ ወጡ፤ ከሽማግሌዎቹ ጀምረው፤ እና ኢየሱስ ተተወ እንዲሁም ሴቲቱ በመካከል ሆና። ተነሥቶ ደግሞ ኢየሱስ አለላት፤ ሴት፡ የት ናቸው? ማንም አንቺን አላወገዘም? ሴቲቱ ግን አለች፤ አንድም የለም፤ ጌታ። ኢየሱስ ግን አለ፤ እኔም አንተን አልኮንንም፤ ሂጂ እና ከአሁን ጀምሮ ከእንግዲህ አትበድደ።

ደግሞ ስለዚህ ኢየሱስ ላቸው ተናገረ እያለ፤ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፤ የሚከተለኝ በጨለማ ውስጥ አይሄድም፤ ግን የሕይወት ብርሃን ይኖረዋል። ስለዚህ ፈሪሳውያን ለእርሱ አሉት፤ አንተ ስለ ራስህ ትመሰክራለህ፤ ምስክርነትህ እውነተኛ አይደለም። መለሰ ኢየሱስ እና አላቸው፤ እንኳን እኔ ስለ እኔ እመስክር፤ ምስክርነቴ እውነተኛ ነው፤ ምክንያቱም ከየት እንደመጣሁ እና የት እንደምሄድ አውቃለሁ፤ እናንተ ግን ከየት እንደምመጣ ወይም የት እንደምሄድ አታውቁም። አንተም በሥጋ ትፈርዳላችሁ፤ እኔ ግን ማንንም አልፈርድም። እና እኔ ብፈርድ ግን ፣ ፍርዴ እውነተኛ ነው ፣ ምክንያቱም ብቻዬን አይደለሁም ፣ ግን እኔ እና ያለከኝ አባት ነን ። እናም በእናንተ ሕግ ውስጥ የሁለት ሰዎች ምስክርነት እውነተኛ ነው ተብሎ ተጽፏል። እኔ ነኝ ዘምስክር ስለ እኔ ራሴ፤ እናም ስለ እኔ ይመሰክራል ዘላከኝ አባት። ስለዚህ ይላሉት፤ አባትህ የት ነው? ኢየሱስ መለሰ፤ እናንተ እኔንም አታውቁም አባቴንም አታውቁም፤ እኔን ቢያውቁ ኖሮ አባቴንም አታውቁ ነበር። እነዚህን ቃላት ኢየሱስ በገንዘብ ቤት ሲያስተምር በቤተ መቅደሱ ውስጥ ተናገረ፤ እና ማንም አልያዘውም፤ ምክንያቱም ሰዓቱ ገና ስላልመጣ።

ኢየሱስ እንደገና እንዲህ አላቸው፣ እኔ እሄዳለሁ እናንተም ተፈልጉኛላችሁ፣ እናንተም በኃጢአታችሁ ተሞታላችሁ፣ እኔ ወደምሄድበት እናንተ መምጣት አትችሉም። እንግዲህ አይሁድ፣ አራሱን ይገደላል እንዳይሆን፣ ስለዚህ ይላል፣ የት እኔ እሄዳለሁ፣ እናንተ ለመምጣት አትችሉም፣ ይላሉ። ወይላቸው፣ አንትሙ፣ እምታሕት፣ ትኾኑ፣ አነሰ፣ እምላዕሉ፣ እኾን፣ አንትሙ፣ እምዝ፣ ዓለም፣ ትኾኑ፣ አነሰ፣ አይኮንኩ፣ እምዝ፣ ዓለም። አልኳችሁ እንግዲህ ለእናንተ ከመ በኃጢአትክሙ ትመውቱ፣ እስመ እመ አኮ ታከምኑ ከመ አነ እኩን፣ በኃጢአትክሙ ትመውቱ። ስለዚህ ለእርሱ ይላሉ፣ አንተ ማን ነህ? እና ኢየሱስ አለላቸው፣ መጀመሪያውን ምን እናገራችኋለሁ። ብዙ ስለ እናንተ የምናገረው እና የምፈርደው አለኝ፣ ግን እኔን የላከኝ እውነተኛ ነው፣ እናም እኔ ከእርሱ የሰማሁትን እነዚህን ወደ ዓለም አላለሁ። ስለ አባት እያወራላቸው እንደነበር አላወቁም። ስለዚህ ኢየሱስ ተናገራቸው፣ የሰውን ልጅ መቼ ከፍ ስታደርጉት፣ ከዚያ እኔ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ፣ እና ከራሴ ምንም አላደርግም፣ ነገር ግን አባቴ እንደ አስተማረኝ እነዚህን እናገራለሁ። እና የላከኝ ከእኔ ጋር ነው፣ አባት ብቻዬን አልተወኝም፣ ምክንያቱም እኔ የሚያስደስቱትን ነገሮች ሁልጊዜ አደርጋለሁ። እነዚህን ነገሮች እያወራ እንዳለ ብዙዎች በእርሱ አመኑ።

ኢየሱስ እንግዲህ ለእነዚያ ለእርሱ ያመኑ አይሁድ ይብል ነበረ፣ እናንተ በእኔ ቃል ከቀመጣችሁ፣ በእውነት የእኔ ደቀ መዛሙርት ናችሁ። ወትረኛልጡ እምነተ፣ ወእምነትሰ ታሰፍሐክሙ። መለሱለት፣ የአብርሃም ዘር ነን እና ለማንም አልተገዛንም ፈጽሞ፣ እንዴት አንተ ነፃ ትሆናላችሁ ትላለሁ? ኢየሱስ መለሰላቸው፣ አሜን አሜን እላችኋለሁ፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው። ውእቱ ግና ገብር በቤቱ ውስጥ ለዘላለም አይኖርም፣ ውእቱ ወልድ ግን ለዘላለም ይኖራል። እንግዲህ ልጁ እናንተን ነፃ ቢያወጣ በእውነት ነፃ ትሆናላችሁ። አውቃለሁ የአብርሃም ዘር እንደሆናችሁ ፣ ግን እኔን ለመግደል ትፈልጋላችሁ ፣ ምክንያቱም የእኔ ቃል በላችሁ ውስጥ አይገባም ። እኔ ከአባቴ ዘንድ ያየሁትን እናገራለሁ፣ እናንተም ስለዚህ ከአባታችሁ ዘንድ ያያችሁትን ታደርጋላችሁ። መለሱ እና አሉት፣ አባታችን አብርሃም ነው። ኢየሱስ ይላቸዋል፣ የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ ኖሮ የአብርሃምን ሥራ ታደርጉ

ነበር። አሁን ግን እናንተ እኔን ለመግደል ተፈልጋላችሁ፤ እኔ እውነትን ለእናንተ የተናገርኩ ሰው፤ ከእግዚአብሔር የሰማሁትን፤ ይህን አብርሃም አላደረገም። አንቶ የአባታችሁን ሥራዎች ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ለእርሱ አሉት፤ እኛ ከዝሙት አልተወለድንም፤ አንድ አባት አለን፤ እግዚአብሔርን። ኢየሱስ ስለዚህ ላቸው ተናገረ፤ አምላክ አባታችሁ ቢሆን ኖሮ እኔን ትወዱ ነበር፤ እኔ ከአምላክ ወጥቼ መጥቻለሁና፤ ከራሴም መጥቼ አይደለሁም፤ ግን እርሱ እኔን ላከኝ። ለምን የእኔን ንግግር አታውቁም? ምክንያቱም የእኔን ቃል ለመስማት ስለማትችሉ ነው። አንትሙ ከ H አብ H ዲያብሎስ ኢኻ፤ እና H ፍትወት H አብ አንትሙ ትፈቱ ለምግባር። ውስቱ ቀታሊ ሰብ ኔ ከ ጁመሮ እና በ H እምነት አይቆመም፤ እስመ አይኮነም እምነት በ ውስቱ። ሶበ ይነግር H ሐሰት፤ ከ H ባዕሉ ይነግር፤ እስመ ሐሳዊ ውስቱ እና H አብ ውስቱ። እኔ ግን ሐቅን ስለምል፤ አትታመኑኝም። ማን ከእናንተ ስለ ኃጢአት ያጋልጠኛል? ግን እውነትን እላለሁ ከሆነ፤ ለምን እናንተ አትአምኑኝም? ዘሀሎ እም እግዚአብሔር ቃላት እግዚአብሔርሃ ይሰምዎ፤ በእንተዝ አንትሙ አኢትሰምዎ፤ እስመ እም እግዚአብሔር አኢኮንክሙ። መለሱ እንግዲህ አይሁድ እና አሉት፤ እኛ በደንብ አንላለንምን፤ ሳማርያዊ ነህ አንተ እና ጋኔን አለህ? መለሰ ኢየሱስ፤ እኔ መናፍስት የለኝም፤ ግን አባቴን እከብራለሁ፤ እናንተ ግን ታዋርዱኛላችሁ። እኔ ግን የእኔን ክብር አልፈልገም፤ የሚፈልግ እና የሚፈርድ አለ። አሜን አሜን እላለሁ ለእናንተ፤ አንድ ሰው የኔን ቃል ቢጠብቅ፤ ሞትን ለዘላለም አይመለከትም። አሉት ስለዚህ ለእርሱ አይሁድ፤ አሁን አውቀናል ምክንያቱም መናፍስት አለህ። አብርሃም ሞተ እና ነቢያትም፤ እና አንተ ትላለህ፤ ከሆነ አንድ ሰው ቃሌን ቢጠብቅ፤ ሞትን ለዘላለም አይቀምስም። አንተ ከአባታችን አብርሃም የበለጠ ትልቅ ነህ እንዴ? እርሱ ሞተ፤ ነቢያትም ሞቱ። አንተ ራስህን ምን ታደርጋለህ? መለሰ ኢየሱስ፤ እንተ እኔ አከብር ርእሴ፤ ክብራ አልባ፤ ኮነ አቡዮ ዘየከብረኒ፤ ዘአንትሙ ትብሉ ከመ አምላክክሙ ውስቱ። እናንተ አላውቃችሁትም እርሱን፤ እኔ ግን አውቃለሁ እርሱን። እና እንደ አላውቅም እርሱን ብል፤ እሆናለሁ እንደ እናንተ ሐሰተኛ፤ ግን አውቃለሁ እርሱን እና ቃሉን እጠብቃለሁ። አብርሃም አባታችሁ ቀኔን እንዲያይ ተደሰተ፤ እናም አየ እና ተደሰተ። አሉ እንግዲህ እነዚያ አይሁድ ወደ እርሱ፤ ሃምሳ ዓመታት

ገና የለህም፤ እና ክብርሃምን አይተሃል? አየሱስ ተናገራቸው፤ አሜን  
አሜን እላቸኋለሁ፤ ክብርሃም ከመሆኑ በፊት እኔ ነኝ። ስለዚህ  
ድንጋዮቸን አነሱ በእርሱ ላይ እንዲወርውሩ። ኢየሱስ ግን ተሰወረ፤ እና  
ከቤተ መቅደሱ ወጣ በእነርሱ መካከል አልፎ፤ እና እንደዚህ አለፈ።

9

ወእንዘ ደሐውር ርእዮ ብእሴ ዕዉረ እምልደት። ደቀ መዛሙርቱ  
ጠየቁት እንዲህ ብለው፡ መምህር፤ ይህ ሰው ዕውር ሆኖ እንዲወለድ  
ማን ጎጢአት አደረገ? እርሱ ወደስ ወላጆቹ? መለሰ ኢየሱስ፡ አይደለም  
ይህ ጎጢአት ሠርቶ አይደለም ወላጆቹ፤ ግን የአምላክ ሥራዎች በእርሱ  
ውስጥ እንዲገለጡ ነው። እኔ የላከኝን ሥራዎች መስራት አለብኝ ቀን  
እስከ ሆነ ድረስ፤ ሌሊት ትመጣለቸ ማንም መስራት የማይችልበት።  
ሁልጊዜ በዓለም ውስጥ እሆን፤ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ። እነዚህን  
ነገሮች ከተናገረ በኋላ ወደ መሬት ተፋ እና ከተፋው ጭቃ ሠራ፤ እና  
ጭቃውን በዕውሩ አይኖቸ ላይ ቀባ። ወደቤሎ፡ ሑር፡ ተጎፀብ፡ ውስተ፡  
ማይ፡ ዘስሎአም፡ ዘይትረገም፡ ተፈኑ። ሑረ፡ እንከ፡ ወተጎፀብ፡ ወመጽአ፡  
ደራኢ።

ስለዚህ ጎረቤቶቹ እና ቀደም ብለው ዓይነ ስውር እንደነበረ የነበሩት  
እያዩ ነበር፤ እንዲህ ይላሉ፡ ይህ ተቀምጦ የሚለምነው አይደለምን?  
ሌሎች ይህ ነው ይላሉ ነበር፤ ሌሎች ግን ለእርሱ ተመሳሳይ ነው ይላሉ  
ነበር። ያ ግን እኔ ነኝ ይል ነበር። እንግዲህ፡ ለእርሱ፡ ይላሉ፡ ነበር፡ የአንተ፡  
ዓይኖቹ፡ እንዴት፡ ተከፈቱ። ያ መለሰ እና አለ፤ ኢየሱስ የሚባል ሰው ጭቃ  
አደረገ እና ዓይኖቹን ቀባ እና ለእኔ አለ፤ ወደ ሲሎአም ገንዳ ሂድ እና  
ታጠብ፤ ሄጄ እና ታጥቤ አየሁ። አሉት፡ ስለዚህ፡ ለእርሱ፡ የት፡ ነው፡ ያ?  
ይላል፡ አላውቅም።

ወደ ፈሪሳውያን ያመጡት፤ ቀድሞ ዕውር የነበረውን። ሰንበት  
ነበረ፤ ኢየሱስ ጭቃውን ሠርቶ ዓይኖቹን ሲከፍትለት። ደግሞ እንግዲህ  
ፈሪሳውያን እንዴት እንደተመለሰለት እያዩ እየጠየቁት ነበር። እርሱ ግን  
እንዲህ አላቸው፤ ጭቃ በአይኖቹ ላይ አደረገ፤ እና ታጠብኩ፤ እና አየሁ።

አንዳንድ ከፈሪሳውያን ስለዚህ ይላሉ፣ ይህ ሰው ከእግዚአብሔር አይደለም፣ ምክንያቱም ሰንበትን አይጠብቅም። ሌሎች ይላሉ፣ ኃጢአተኛ ሰው እንዴት እንደዚህ ያሉ ምልክቶች ማድረግ ይቻላል? እና መከፋፈል በእነርሱ ነበረ። ለዕውሩ እንደገና ይላሉ፣ አንተስ ምን ትላለህ ስለ እርሱ፣ ዓይኖቻህን ስለከፈተ? እርሱ ግን ነቢይ ነው አለ። አይሁዶች ስለ እርሱ ዕውር እንደነበረ እና አይታ እንደተቀበለ አላመኑም፣ አስከ አይታ የተቀበለው ወላጆቹን እስኪጠሩ ድረስ። እና ጠየቁቸው እንዲህ ብለው፣ ይህ የእናንተ ልጅ ነው፣ እናንተ ዕውር ሆኖ ተወለደ የምትሉት፤ እንዴት ግን አሁን ያያል፣ ወላጆቹ መለሱላቸው እና እንዲህ አሉ፣ እናውቃለን ይህ የእኛ ልጅ መሆኑን እና ዕውር ሆኖ መወለዱን። እንዴት አሁን እንደሚያይ አናውቅም፣ ወይም ማን ዓይኖቹን እንደከፈተ አናውቅም፣ እርሱ ዕድሜ አለው፣ እርሱን ጠይቁት፣ እርሱ ስለራሱ ይናገራል። እነዚህን አሉ ወላጆቹ፣ ምክንያቱም አይሁድን ፈሩ፤ ቀድሞውኑ አይሁድ ተስማምተው ነበር እንዲሆን፣ አንድ ሰው እርሱን ክርስቶስ ብሎ ቢቀበል፣ ከጉባኤ የተባረረ ይሆናል። በዚህ ምክንያት ወላጆቹ እንዲህ አሉ፣ እድሜ አለው፣ እሱን ጠይቁት። ስለዚህ ዓይነ ስውር የነበረውን ያንን ሰው ሁለተኛ ጊዜ ጠሩት፣ እና ለእርሱ አሉት፣ ለአምላክ ክብር ሰጥ፣ እኛ እናውቃለን ይህ ሰው ኃጢአተኛ ነው። መለሰ እንግዲህ ያ እና አለ፣ ኃጢአተኛ ከሆነ አላውቅም፣ አንድ አውቃለሁ፣ ዕውር ሆኜ አሁን እያየሁ ነው። አልኩት ግን ለእርሱ እንደገና፣ ምን አደረገልህ፣ እንዴት ነው ዓይኖቻህን የከፈተው፣ መለሰላቸው፣ ቀድሞ አልኳቸሁ፣ እናንተም አልሰማቸሁም፣ እንደገና ምን ልትሰሙ ትፈልጋላቸሁ፤ እናንተም የእርሱ ደቀ መዛሙርት ልትሆኑ ትፈልጋላቸሁ እንዴ፤ ተሳደቡት እና አሉ፣ አንተ የዚያ ደቀ መዛሙር ነህ፣ እኛ ግን የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን። እኛ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደተናገረ እናውቃለን፣ ይህን ግን ከየት እንደሆነ አናውቅም። ሰውየው መለሰ እና አላቸው፣ በዚህ አስደናቂ ነው፣ ምክንያቱም እናንተ ከየት እንደሆነ አታውቁም፣ እና ዓይኖቹን ከፈተ። እናውቃለን ግን አምላክ ኃጢአተኞቹን አይሰማም፤ ነገር ግን አንድ ሰው አምላክን የሚፈራ ከሆነ እና የእርሱን ፈቃድ ከሰራ፣ ይህን ይሰማል። ከ ዘመን ዘመን አይተሰምዐ ከመ አሐዱ ከሠተ አዕይንተ ዘዕወር ዘተወልደ። ይህ ከእግዚአብሔር ካልሆነ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም ነበር። መለሱ እና አሉት፣ በኃጢአተኞች አንተ ሙሉ ተወለድህ፣ እና አንተ

ታስተምረናለህ? እና አስወጡት ወደ ውጭ። አዳሱስ ሰማ ማለትም እርሱን ወደ ውጭ አወጡት፤ እና እርሱን አግኝቶ ለእርሱ አለው። አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህ? ያ ተመለስ እና አለ። ማን ነው። ጌታ። በእርሱ አንድ አምን? ኢየሱስም እንዲህ አለው። አይተሃልም፤ ከአንተ ጋር የሚናገረው ያ ነው። ወይቤ። እኛምን። እግዚአብሔር። ወሰገደ። ሎቱ። ወይቤ ኢየሱስ። ለፍትሕ አነ ውስተ ዓለም ዝ መጻክኩ። ከመ እለ አይጌሎ ደርአዩ ወእለ ደጌሎ ዕዉራን ደኩኑ። እና ከፈሪሳውያን እነዚህን ነገሮች ሰሙ እነዚያ ከእርሱ ጋር የነበሩ። እና ለእርሱ አሉ። እኛም ዕውሮች አይደለንም? ደቤሎሙ ኢየሱስ። እመ ዕዉራን ጎይልክሙ። ጎጢአት አልብክሙ ነበረ። ደእዜ ግና እንዘ ትብሉ ንጌሲ። ጎጢአትክሙ ትነብር።

10

አሜን አሜን እላለሁ ለእናንተ። በበሩ ወደ የበጎች ግቢ የማይገባ፤ ግን ከሌላ በታ የሚወጣ፤ ያ ሌባ ነው እና ዘራፊ። ሆኖም በበሩ የሚገባው የበጎቹ መንጋ ነው። ለዚህ ዘበኛው ደክፍታል። በጎቹም ድምፁን ይሰማሉ። የራሱን በጎች በስም ይጠራቸዋል እና ያወጣቸዋል። እና የራሱን በጎች ሲያወጣ፤ ከእነርሱ ፊት ይሄዳል። እና በጎቹ ይከተሉታል። ምክንያቱም ድምፁን ስለሚያውቁ። ለባዕድ ግን በፍፁም አይከተሉም። ነገር ግን ከእርሱ ይሸሹ። ምክንያቱም የባዕዳንን ድምፅ አያውቁምና። ይህን ምሳሌ ኢየሱስ ላቸው ተናገረ። እነዚያ ግን ላቸው የተናገረው ምን እንደ ነበረ አላውቁም። ኢየሱስ እንደገና እንዲህ አላቸው። አሜን አሜን እላቸዳለሁ። እኔ የበጎቹ በር ነኝ። ሁሉም በፊቱ የመጡት ሌቦችና ዘራፊዎች ናቸው። ግን በጎቹ ድምፃቸውን አልሰሙም። እኔ በር ነኝ። በእኔ በኩል ማንም ሰው ቢገባ ይድናል። እና ይገባል እና ይወጣል። እና ግጦሽ ያገኛል። ሌባው አይመጣም በስተቀር ለመስረቅ። ለመግደል እና ለማጥፋት፤ እኔ መጣሁ ሕይወት እንዲኖራቸው እና በብዛት እንዲኖራቸው። አነ እመሂ መጋቢ ሠናይ። መጋቢ ሠናይ ነፍሱ ይሠይም ለአባገዕ። ቀጣሪው ሠራተኛ ኣጋኒ ሳይሆን፤ በጎቹም የራሱ ባይሆኑ፤ ተኩላውን ሲመጣ ያያል እና በጎቹን ይተዋል እና ይሸሻል። እና ተኩላው እነርሱን ይነጥቃል እና በጎቹን ያበታትናል። ቀጣሪው ግን ይሰደዳል። ስለዚያም ቀጣሪ ነው እና ስለ በጎቹ አይጨነቅለትም። እኔ መጋቢ ሠናይ

እኔ ወእከምር ዘእየ ወከትከመር በዘእየ። በከመ ያከምረኒ ኡብ ወከነኒ ከከምር ኡባ፣ ወነፍሱየ ኡሰይም ለከባግዕ። እና ሌሎቹ በጎቹ ኡቶ፣ እነዚያም ከዚህ ግቢ ያልሆኑ ናቸው። እና እነዚያንም ማምጣት ኡለብኝ፣ እና የእኔን ድምፅ ይሰማሉ፣ እና ኡንድ መንጋ፣ ኡንድ እረኛ ይሆናል። በዚህ ምክንያት ኡባት ይወደኛል፣ ምክንያቱም ነፍሴን ኡኖራለሁ፣ እንደገና እንድወስዳት። ምንም ኡንድ ኡያነሳትም ከእኔ፣ ነገር ግን እኔ ኡራሴ ኡስቀምጣታለሁ፣ ሥልጣን ኡለኝ ለማስቀመጥ ኡሷን፣ እና ሥልጣን ኡለኝ እንደገና ለመውሰድ ኡሷን፣ ይህን ትእዛዝ ከኡባቴ ወስጃኡለሁ። ስለዚህ እንደገና ክፍፍል በኡይሁዶቹ መካከል በእነዚህ ቃላት ምክንያት ሆነ። ይላሉ ነበር ግን ብዙዎቹ ከእነርሱ፣ ጋኔን ኡለው እና ኡብድ ነው፤ ለምን የእርሱን ትሰማላቸው? ሌሎቹ እያሉ ነበር፣ እነዚህ ቃላት የጋኔን የተያዘ ሰው ቃላት ኡይደሉም፣ ጋኔን የዕውሮቹ ዓይኖቹ ሊከፍት ይችላል እንዴ?

ሆነ ግን የቅድሳት ቤት ማደሻ በኢየሩሳሌም፣ እና ክረምት ነበረ። እናም ኢየሱስ በመቅደሱ ውስጥ በሰሎሞን መተላለፊያ ዐምድ ይመላለስ ነበር። ኡይሁድ ስለዚህ ኡክበቡት እና እያሉ ነበር ለእርሱ፣ እስከ መቼ ነፍሳቸንን ትወስዳለህ? ኡንተ ክርሰቶስ ከሆንክ፣ በግልጽ ንገረን። መለሰላቸው ኡየሱስ፣ ኡልኋቸው ለእናንተ፣ እና ኡይ ታምኑ፣ እነዚያ ሥራዎቹ እነዚያ እኔ ኡደርጋለሁ በስመ ኡባትየ፣ እነዚህ ይመሰክራሉ ስለእኔ። ግን ኡንተም ኡታምኑም፣ ለምክንያቱም ከእኔ በጎቹ ኡይደላቸውም፣ እንደተናገርኩላቸው። በጎቹ የእኔ ድምፄን ይሰማሉ፣ እና እኔ እነሱን ኡውቃለሁ፣ እና እነሱ ይከተሉኛል። ወከነ ሕይወተ ዘለዓለም እሁብ ሎሙ፣ ወኢይጠፍኩ ውስተ ዓለም፣ ወኢይነሥእ ዘ ሎሙ እምእዴየ። ኡባቴ ያሰጠኝ ከሁሉ ይበልጣል፣ እና ማንም ከኡባቴ እጅ መንጠቅ ኡይቸልም። ኡነ እና ኡብ ኡንድ ነን። ኡይሁዶቹ ስለዚህ እንደገና ድንጋዮቹን ተሸከሙ እንዲወግሩት። ኢየሱስ መለሰላቸው፣ ብዙ መልካም ሥራዎቹን ከኡባቴ ኡሳየሁላቸው፣ ከእነዚያ ሥራዎቹ የተኛውን በምክንያት ትወግሩኛላቸው? ኡይሁድ መለሱለት እያሉ፣ ስለ መልካም ሥራ ኡንወግርህም፣ ነገር ግን ስለ ሰድብ፣ እና ስለዚህ ኡንተ ሰው ሆነህ ራስህን ኡምላክ ታደርጋለህ። መለሰላቸው ኢየሱስ፣ በሕጋቸው ውስጥ እኔ ኡልኩ ኡማልክት ናቸው ተብሎ ኡልተዳፈምን? ብእነዚያ ኡማልክት ኡለ ወደ እነማን ቃል የኡግዚኡብሔር ሆነ፣ እና ጽሑፍ መፈታት ኡይቸልም፤

ዘክብ ከቀደሰ እና ወደ ዓለም ለአከ፣ አንትም ታደንቃለህ ትላለችሁ፤  
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አልኩ። ብ ከላደርግ የአባቴን  
ስራዎቹ፣ አትታመኑኝ፣ ግን እኔ እሰራ እንደሆነ፣ ለእኔ ባታምኑም፣  
ለሥራዎቹ አምኑ፣ አባቴ በእኔ ውስጥ እንደሆነ እና እኔም በእርሱ  
ውስጥ እንደሆነኩ እንዲያውቁ እና እንዲያምኑ። ስለዚህ እንደገና  
እርሱን ለመያዝ ይፈልጉ ነበሩ ፣ እና ከአጃቸው ወጣ ።

እና እንደገና ወደ ዮርዳኖስ ማዶ ሄደ፣ ዮሐንስ መጀመሪያ እያጠመቀ  
ወደ ነበረበት ቦታ፣ እና እዚያ ቆየ። እና ብዙዎቹ ወደ እርሱ መጡ እና  
እንዲህ ይላሉ ነበር፡ ዮሐንስ እንግዲህ ምንም ምልክት አላደረገም፤ ግን  
ዮሐንስ ስለ ይህ የተናገረው ሁሉ እውነት ነበር። ወአመኑ ብዙሐን ህፃ  
ውስተ ኪያሁ።

11

ነበረ ግን አንድ ታማሚ ሰው ላዘሮስ ከቤታንያ፣ ከመንደር የማርያም  
እና የእህቷ የማርታ። ማርያም ግን እግዚአብሔርን በሸቱ ቀብሎት እና  
እግሮቹን በጸጉራ የጸረገች ናት፣ የእሷ ወንድም ልዩዘር ሕሙም ነበረ።  
እንግዲህ አሳቶቹ ወደ እርሱ ላኩ አያሉ፣ ጌታ ሆይ፣ እነሆ የምትወደው  
ታመመ። ኢየሱስ ግን ሰምቶ አለ፡ ይህ ድካም ወደ ሊሞት አይደለም፣ ግን  
ለእግዚአብሔር ክብር ነው፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሷ  
ይከበር። ኢየሱስ ግን ማርታንና እህቷን እና ላዘሮስን ይወድ ነበር። እንደ  
ሰማ ስለዚህ ምክንያቱም ታመመ፣ ከዚያ እንግዲህ በነበረበት ቦታ ሁለት  
ቀናት ቆየ። ከዚያ በኋላ ይህን ለደቀ መዛሙርቱ ይላል፣ እንደገና ወደ  
ይሁዳ እንሂድ። ደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አሉት፣ መምህር፣ አይሁድ አሁን  
በድንጋይ ሊወርውሩህ ይፈልጉ ነበር፣ እና እንደገና ወደዚያ ትሄዳለህ?  
መለስ ኢየሱስ፣ አይደለምን ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓታት ዘመዓልት? ለእመ  
ዘ ይሐውር በመዓልት፣ ኢይሰናከል፣ እስመ ዘብርሃነ ዓለም ዝንቱ ይረኩ።  
ግን አንድ ሰው በሌሊት የሚራመድ ከሆነ ይሰናከላል፣ ምክንያቱም  
ብርሃን በእሱ ውስጥ የለም። እነዚህን አለ፣ እና ከዚህ በኋላ ይላቸዋል፣  
ላዘሮስ ዘጻጸኝነ ተጎድጎ፣ ግን እሄዳለሁ እንዲ አነቅሐው እርሱን።  
ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ አሉ፣ ጌታ ሆይ፣ ከተኛ፣ ይድናል። ኢየሱስ ግን ስለ

ሞቱ ተናገሮ ነበር፤ እነርሱ ግን ስለ እንቅልፍ አረፍተ እንደሚናገር ያሰቡ ነበር። ከዚያ እንግዲህ እየሱስ በግልጽ አለላቸው። ላዘሮስ ሞተ። እናም በእናንተ ምክንያት እደሰታለሁ፤ እንድታምኑ፤ ምክንያቱም እዚያ አልነበርኩም፤ ግን ወደ እርሱ እንሂድ። ስለዚህ ትዕይንት የሚባለው ቶማስ ለባልደረባ ደቀ መዛሙርቱ፤ እንሂድ እና እኛም ከእርሱ ጋር እንሞት አለ።

ኢየሱስ እንግዲህ መጥቶ አራት ቀናት ቀድሞውኑ በመቃብር ያለውን አገኘው። ቤታንያ ከኢየሩሳሌም እንደ አስራ አምስት ስታድዮን ርቀት ላይ ቀርብ ነበረች፤ እና ብዙዎች ከአይሁዶች መካከል ወደ ማርታና ማርያም ዘንድ መጥተው ነበር፤ ስለ ወንድማቸው እንዲያጽናኗቸው። ስለዚህ ማርታ ኢየሱስ እንደሚመጣ ስትሰማ አገናኘችው፤ ማርያም ግን በቤቱ ተቀምጣ ነበረች። ማርታ ስለዚህ ለኢየሱስ አለችው፤ ጌታ ሆይ፤ እዚህ ቢሆንክ ኖሮ፤ ወንድሜ አይሞትም ነበር። ግን አሁንም አውቃለሁ ምክንያቱም ምንም ያህል ከአምላክ ብትጠይቅ፤ አምላክ ለአንተ ደሰጥሃል። ኢየሱስ ደህን ደላታል፤ ወንድምሽ ደነሳል። ማርታ ትላለች ለእርሱ፤ አውቃለሁ በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ ውስጥ እንደሚነሳ። ኢየሱስ ለእርስዋ እንዲህ አላት፤ እኔ ትንሣኤ ነኝ እና ሕይወት ነኝ። ዘያምን ውስተ እኔ፤ እንኳን ይመውት፤ ደሐዬ፤ ወኩሉ ዘሐያው ወያምን ውስተ እኔ ኢይመውት አስከ ዘለዓለም። ታምን ዝንቱ። ትላለው ለእርሱ፤ አዎ፤ ጌታዬ፤ አምኜአለሁ እንደ አንተ ክርስቶስ ነህ፤ የእግዚአብሔር ልጅ፤ ወደ ዓለም የመጣው። እና እነዚህን ነገሮች ብላ ሄደች፤ እና ማርያምን እህቷን በስውር ጠራች እንዲህ ብላ፤ መምህራ አለ እና ደጠራሻል። እርስዋ እንደሰማች በፍጥነት ተነስታ ወደ እርሱ መጣች። ገና ግን ኢየሱስ ወደ መንደሩ አልመጣም፤ ግን በዚያ ቦታ ነበረ እንደ ማርታ ያገኘችው። ስለዚህ አይሁድ እነዚያ ከእርስዋ ጋር በቤት ሆነው እያጽናኗት፤ ማርያምን ባዩ በፍጥነት ተነሳች እና ወጣች፤ ተከተሏት እያሉ ምክንያቱም ወደ መቃብር ትሄዳለች እንዲ እዚያ ትላለች። ስለዚህ ማርያም ኢየሱስ የነበረበት ቦታ ስትመጣ፤ እርሱን አይታ በእግሮቹ ወድቃ እንዲህ አለችው፤ ጌታ ሆይ፤ እዚህ ቢኖርክ ወንድሜ አይሞትም ነበር። ኢየሱስ ስለዚህ እሷን እያለቀሰች እና ከእሷ ጋር የመጡትን አይሁዶች እያለቀሱ ሲያይ፤ በመንፈሱ ተቈጣ እና አራሱን አስቸገረ። እናም አለ፡ የት

አኖራቸውት? ደላሎት፡ ጌታ፡ ና እና ርክደ። ኢየሱስ አለቀሰ። ስለዚህ አይሁዱ እንዲህ ደላሎ፡ ተመልከቱ እንዴት እንደ ወደደው! 7ለ ግን ከእነርሱ አሉ፡ አልቻለምን ይህ ዘከፈተ ዓይኖቹ የዕውር ማድረግ እንዲ ይህም አይሞት? ኢየሱስ እንግዲህ፡ እንደገና በራሱ ውስጥ እየተናደደ፡ ወደ መቃብሩ መጣ። መቃብሩ ግን ዋሻ ነበረ፤ እና ድንጋይ በላዩ ላይ ተኝቶ ነበረ። ኢየሱስ ይለል፡ ድንጋዩን አንሱ። የሞተው አህት ማርታ ለእርሱ ትለዋለች፡ ጌታ፡ አስቀድሞ ያሸታል፤ ምክንያቱም አራተኛ ቀን ነው። ኢየሱስ ይህን ይለታል፡ ብታምን የእግዚአብሔርን ክብር ታያለህ ብዬ ላንተ አላልኩህም? ስለዚህ አነሱ ድንጋዩን የት ሙቱ ተኝቶ ነበረ። ኢየሱስ ግን አይኖቹን ወደላይ አነሳ እና አለ፡ አባት፡ አመሰግናለሁ ምክንያቱም ሰማኸኝ። እኔ ግን ያውቅ ነበር ምክንያቱም ሁልጊዜ የእኔን ትሰማለህ፡ ግን በዙሪያው በቆመው ህዝብ ምክንያት አልኩ፡ አንተ እኔን እንደላክኸኝ እንዲያምኑ። እና እነዚህን ነገሮች ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፡ ላዘፌ፡ ወደ ውጭ ና። ሙት የታሰሩ እግሮቹና እጆቹ በጨርቆቸ ወጣ፤ እና ፊቱ በጨርቅ ተጠቅልሎ ነበር። ኢየሱስ ወደእነርሱ፡ ፍቱት እና ይሂድ ብላቸው ፍቀዱለት አላቸው።

ስለዚህ ብዙዎቹ ከአይሁዶች መካከል፡ ወደ ማርያም የመጡ እና የኢየሱስ ያደረገውን ያዩት፤ በእርሱ አመኑ። ገሌዎቹ ግን ከእነርሱ ወደ ፈሪሳውያን ሄዱ እና የኢየሱስ ያደረገውን ነገር ነገሯቸው። ስለዚህ መላእክተ ካህናት እና ፈሪሳውያን ምክር ቤት ሰበሰቡ እና እንዲህ ይብሉ ነበር፡ ምን እናደርግ? ይህ ሰው ብዙ ተአምራት ያደርጋል። ብናፈታው እንደዚህ፡ ሁሉ ወደ እሱ ያምናሉ፤ እና ሮማውያን ይመጣሉ እንዲሁም የእኛን ቦታና ሕዝብ ይወስዳሉ። ግን አንድ ከእነርሱ ቀያፋ፡ የዚያ ዓመት ሊቀ ካህናት ሆኖ፡ ላቸው አለ፤ እናንተ ምንም አታውቁም፤ ወላ አትመክሩ ምክንያቱ ይጠቅመናል አንድ ሰው ስለ ሕዝቡ እንዲሞት እና ሙሉ ሕዝቡ እንዳይጠፋ። ይህን ግን ከራሱ አልተናገረም፤ ነገር ግን የዚያ ዓመት ሊቀ ካህናት እየሆነ ኢየሱስ ስለ ሕዝቡ ሊሞት እንደሚገባው ተነበየ። እና ለብሔሩ ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን የተበተኑትን የእግዚአብሔር ልጆች ወደ አንድነት እንዲያሰባስብ። ከዚያ ዕለት ጀምሮ እንግዲህ እርሱን እንዲገድሉት ተማከሩ። ኢየሱስ እንግዲህ ከእንግዲህ በግልጽ በዩዳውያን ውስጥ አልመላለሰም፤ ነገር ግን ከዚያ ወደ በረሃው

አቅራቢያ ወዳለቸ ምድር፣ ኤፍሬም ወደምትባለው ከተማ ሄደ፣ እና እዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ቆየ። የአይሁድ ፋሲካ ቅርብ ነበረ፣ እና ብዙዎች ከአገሩ ወደ ኢየሩሳሌም ከፋሲካው በፊት እራሳቸውን ለማግኘት ወጡ። ስለዚህ ኢየሱስን ይፈልጉ ነበር እና በመቅደሱ ውስጥ ቆመው እርስ በርሳቸው እያሉ ነበር፣ ምን ይመስላቸዋል፣ ወደ በዓሉ አይመጣም እንዴት? ነበሩ ሰጥተው ግን እነዚያ ካህናት አለቆች እና እነዚያ ፈሪሳውያን ትእዛዝ፣ እንዲሁም አንድ ሰው የት እንደሆነ ቢያውቅ ያሳውቅ፣ እንዲሁም እርሱን ይይዙ።

12

ስለዚህ ኢየሱስ ከፋሲካ በፊት ስድስት ቀናት ወደ ቤታንያ መጣ፣ ላዛሮስ የሙተው የነበረበት፣ ከሙት ያስነሳው። ስለዚህ እዚያ ለእርሱ እራት አዘጋጁለት፣ እና ማርታ ታገለገል ነበረች፣ ላዛሮ ደግሞ ከእርሱ ጋር ከሚተኙት አንዱ ነበረ። ስለዚህ ማርያም አንድ ፓውንድ ንጹህና ውድ የሆነ የናርድ ቅባት ወስዳ የኢየሱስን እግሮች ቀባች እና በጸጉራ የእርሱን እግሮች አፀዳች፣ ቤቱም በቅባቱ ሸታ ተሞላ። እንግዲህ አንድ ከደቀ መዛሙርቱ፣ የስምዖን ልጅ አስቆርኖጣዊ ይሁዳ፣ እርሱን ለማስረከብ ሊሆን ያለው፣ ይላል። ለምንድን ነው ይህ ዘይት በሦስት መቶ ዲናር አልተሸጠም እና ለድሆች አልተሰጠም? ይህን አለ ግን አይደለም ምክንያቱም ስለ ድሆች ጉዳይ ለእርሱ ነበር፣ ነገር ግን ምክንያቱም ሌባ ነበር፣ እና ሳጥኑን ነበረው እና የሚጣሉትን ነገሮች ይሸከም ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ አለ፣ ተወው አሏን፣ ለቀብሬ ቀን ጠብቃለች። ድሆችን ለሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ታገኛላችሁ፣ እኔን ግን ለሁልጊዜ አታገኙም። ስለዚህ ብዙ ሕዝብ ከአይሁድ መካከል እዚያ እንዳለ ያወቀ፣ እና በኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ከሙታን ያስነሳውን ላዛሮንም ለማየት መጡ። ሊቃነ ካህናትም ልዓዛርንም ለመግደል አቀዱ። ስለዚህ ብዙዎች ከአይሁዶች በእርሱ በኩል ይሄዱ ነበር እና በኢየሱስ ያምኑ ነበር።

በሚቀጥለው ቀን ወደ በዓሉ የመጣው ብዙ ሕዝብ፣ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚመጣ ሰምቶ፣ የዘንባባ ዛፎች ቅርንጫፎችን ወስደው ለመቀበል ወደ እርሱ ወጡ ፣ እናም እየጮኹ ነበር ፣ ሆኖ ፣

በጌታ ስም የሚመጣው ተባርኮ፣ የአስራኤል ንጉሥ ። ኢየሱስ ግን ወጣት አህያ ሃገር እና ላዩ ተቀመጠ፣ እንደተጻፈው። አተፍሪ፣ ሴት ልጅ ጽዮን፣ እነሆ ንጉሥሽ ይመጣል በአህያ ግልገል ላይ ተቀምጦ።

እነዚህን ግን ደቀ መዛሙርቱ መጀመሪያ አላወቁም፤ ነገር ግን ኢየሱስ ሲከበር ያን ጊዜ አስታወሱ፤ ምክንያቱም እነዚህ ስለ እርሱ የተጻፉ ነበሩ፤ እና እነዚህን ለእርሱ አደረጉ። ስለዚህ ላዛጮን ከመቃብር ጭኽ እና ከሙታን ያስነሳው መቼ ከእርሱ ጋር የነበረው ብዙ ሰዎች ምስክር ሰጠ። በዚህ ምክንያት ሕዝቡ አገናኘው፣ ምክንያቱም እርሱ ይህን ምልክት እንዳደረገ ሰሙ። ስለዚህ ፈሪሳውያን ለራሳቸው አሉ፣ ታያላቸው ምንም አትጠቀሙም፤ እነሆ ዓለም ሁሉ ከኋላው ሄደ።

ነበሩ ግን አንዳንድ ግሪኮች ከእነዚያ ወደላይ ከሚወጡ በበዓሉ እንዲሰግዱ። እነዚህ እንግዲህ ወደ ፊልጶስ መጡ፣ ከቤተሳይዳ የገለገለ ወደ፣ እና እያሉ ደጠደቁት ነበር፣ ጌታ፣ ኢየሱስን ማየት እንፈልጋለን። ፊልጶስ መጥቶ ለአንድርያስ ይነግረዋል፣ እና እንደገና አንድርያስና ፊልጶስ ለኢየሱስ ይነግሩታል። እርሱ ግን ኢየሱስ መለሰላቸው እያለ፣ መጥታለቸ ሰዓቱ የሰው ልጅ እንዲከበር። አሜን አሜን አላለሁ ለእናንተ፣ የእህል ዘሩ ወደ ምድር ወድቆ ካልሞተ እርሱ ብቻውን ይቀራል፤ ግን ካለሞተ ብዙ ፍሬ ያመጣል። ዘፈቀረ ነፍሱ ያጠፋ እያ፣ ወዘጸልክ ነፍሱ በዓለም ዝ፣ ለሕይወት ዘለዓለም ይደቀባ እያ። ማንም ብየ ያገለግል፣ ብየ ይከተል፣ እና እኔ የት ነኝ፣ እዚያም የኔ አገልጋይ ይሆናል፣ እና ማንም ብየ ያገለግል፣ አባቱ እርሱን ያከብረዋል። አሁን ነፍሴ ተረበሽቻ፣ እና ምን አላለሁ? አባት፣ ከዚህ ሰዓት አድነኝ። ነገር ግን ለዚህ ነው ወደዚህ ሰዓት የመጣሁት። አባት፣ ስምህን አከብር። ስለዚህ ድምጽ ከሰማይ መጣ፣ አከበርኩትና እንደገና አከብረዋለሁ። ስለዚህ የቆመው ሕዝብ ሰምቶ ነጎድጓድ ሆነ አለ፣ ሌሎች ደግሞ መልክክ ተናግሮታል አሉ። ኢየሱስ መለሰ እናም አለ፣ ይህ ድምጽ ስለኔ አይደለም የሆነው፣ ግን ስለእናንተ ነው። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ነው፣ አሁን የዚህ ዓለም መሪ ወደ ውጭ ይጣላል። እናም እኔ ከመሬት ከተነሳሁ፣ ሁሉን ወደ እኔ አስበዋለሁ። ይህን ግን እያለ ነበር እያመለከተ በምን ዓይነት ሞት ሊሞት እንደነበረ። መለሰለት ሕዝቡ፣ እኛ ከሕግ ሰማን ክርስቶስ ለዘላለም እንደሚኖር፣ እና

አንተ እንዴት ትላለህ የሰው ልጅ ሊነሳ ይገባል፤ ይህ የሰው ልጅ ማን ነው፤ ኢየሱስ እንግዲህ ላቸው ተናገረ፤ ገና ትንሽ ጊዜ ብርሃን ከአናንተ ጋር ነው፤ ብርሃን እስካላቸሁ ድረስ ተመላለሱ፤ ጨለማ እንዳይደዘቸሁ፤ እና በጨለማ ውስጥ የሚመላለስ ወደየት እንደሚሄድ አያውቅም። እስከ ብርሃኑን እስካላቸሁ ድረስ፤ በብርሃኑ አምኑ፤ የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ። እነዚህን ኢየሱስ ተናገረ፤ እና ሄዶ ከእነርሱ ተሰወረ።

ይህን ያህል ብዙ ምልክቶችን በፊታቸው ቢያደርግም፤ በእርሱ አላመኑም። ስለዚህ የኢሳይያስ ነቢይ ቃል ሊፈጸም ይችል ይሆን፤ እሱ ያለው፤ ጌታ፤ ማን አመነ በመስማታችን፤ እና የጌታ ክንድ ለማን ተገለጠ፤ በዚህ ምክንያት ማመን አልቻሉም፤ ስለዚህ እንደገና ኢሳይያስ አለ፤ አሳወረ የእነርሱን ዓይኖች እና አጠነከረ የእነርሱን ልብ፤ እንዲሁም በዓይኖቻቸው አይሮም እና በልባቸው ይገነዘቡ እና ይመለሱ፤ እና አፈውሳቸው።

እነዚህን ነገሮች ኢሳይያስ አለ፤ መቼ ክብሩን ተመለከተ እና ስለ እርሱ ተናገረ። ሆኖም ግን ከገዥዎቹ ብዙዎች በእርሱ አመኑ፤ ነገር ግን በፈሪሳውያን ምክንያት አልተናገሩም፤ ከጉባኤ እንዳይባረሩ። ወደዱ እስመ ክብረ ሰብእ ይልቅ ክብረ እግዚአብሔር።

ኢየሱስ ግን ጮኸ እና አለ፤ በእኔ የሚያምን በእኔ አያምንም፤ ግን በላከኝ ያምናል። እና እኔን የሚመለከተው እኔን ያሰደደኝን ያያል። እኔ ብርሃን ወደ ዓለም መጥቼአለሁ፤ ሁሉ በእኔ የሚያምን በጨለማ እንዳይቆይ። እና ማንም የእኔን ቃላት ቢሰማ እና ባያምንም፤ እኔ አልፈርድበትም፤ ምክንያቱም ዓለምን ለመፍረድ አልመጣሁም፤ ግን ዓለምን ለማዳን ነው። ዘ ይነጽግኝ እና ቃላቴን ዘ አይወስድ፤ አለው ዘ ይፈርደው፤ ቃሉ ዘ ተናገርኩ፤ ያ ይፈርደው በ መጨረሻ ቀን። ምክንያቱም እኔ ከራሴ አልተናገርኩም፤ ነገር ግን የላከኝ አባት እራሱ ምን እንደምል እና ምን እንደምናገር ትእዛዝ ሰጠኝ። እናም እኔ አውቃለሁ ትእዛዙ የእርሱ ሕይወት ዘለዓለማዊ ነው። ስለዚህ እኔ የምናገረው፤ አባቱ እንደነገረኝ፤ እንደዚያው እናገራለሁ።

ቀድመ ፋሲካ በዓል ኢየሱስ ሰዓቱ መጥቶ ከዚህ ዓለም ወደ አብ እንዲሄድ እያወቀ፣ በዓለም ያሉትን የራሱን ወድዶ፣ እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። ወእራት ሲሆን፣ ዲያብሎስ ቀድሞውኑ ወደ ልብ ይሁዳ ስምዖን አስቀርፎጥ አስገብቶ አርሱን እንዲያስረክብ፣ ኢየሱስ አባቱ ሁሉን ነገር ወደ እጁ እንደሰጠው፣ እና ከአምላክ እንደወጣ እና ወደ አምላክ እንደሚሄድ ስለ ያወቀ፣ ከእራቱ ተነሳ እና ልብሶቹን አስቀመጠ፣ እና ፎጣ ወስዶ ራሱን አጠቀ። ከዚያ ውሃ ወደ ገንዳው ጣለ፣ እና የደቀ መዛሙርቱን እግሮቹ ማጠብ እና በታጠቀው ፎጣ ማድረቅ ጀመረ። ስለዚህ ወደ ስምዖን ጴጥሮስ ይመጣል፣ እና ያ ሰው እንዲህ አለው፡ ጌታ፣ አንተ የእኔን እግሮቹ ትታጠባለህ? ኢየሱስ መለሰ እና አለለት፡ ዘኢኔ የማደርገውን አንተ አሁን አታውቀውም፣ ግን ከዚህ በኋላ ታውቃለህ። ጴጥሮስ ለአርሱ ይላል፣ አይ፣ እግሮቹን ለዘላለም አትታጠብ። ኢየሱስ መለሰለት፣ ካላጠብኩህ፣ ከእኔ ጋር ክፍል የለህም። ስምዖን ጴጥሮስ ለአርሱ ይላል፣ ግድታ፣ እግሮቹን ብቻ አይደለም፣ ግን እጁንም ራሴንም። ኢየሱስ ለአርሱ ይላል፣ የታጠበው ሰው እግሮቹን ለማጠብ ፍላጎት የለውም፣ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ንጹህ ነው፣ እናንተም ንጹህን ናችሁ፣ ነገር ግን ሁሉም አይደላችሁም። ያወቀ ለምክንያቱም አሳልፎ የሚሰጠውን አርሱን፣ በዚህ ምክንያት አለ፡ ሁላችሁም ንጹህን አይደላችሁም።

ስለዚህ መቼ እግሮቻቸውን አጠበ እና ልብሶቹን ወስዶ እንደገና ተደግሶ አለላቸው፣ ምን እንዳደረግሁላችሁ ታውቃላችሁ? አንተም ትጠሩኛላችሁ፣ መምህር እና ጌታ፣ እና በደንብ ትላላችሁ፣ ነገር እንጂ። ከሆነ እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር የእናንተን እግር ታጠብኩ፣ እናንተም የእርስ በርሳችሁን እግር ማጠብ ይገባችኋል። ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ፣ እንደ እኔ ላንተ እንደሠራሁ፣ እናንተም እንዲሁ ታደርጉ። አሜን አሜን እላለሁ ለእናንተ፣ ባሪያ ከጌታው የሚበልጥ የለም፣ ወይም ሐዋርያ ከላኩው የሚበልጥ የለም። እነዚህን ታውቁ ከሆነ፣ ብጹዓን ናችሁ እነርሱን ብታደርጓቸው። አይደለም ስለ ሁላችሁ እላለሁ፣ እኔ እነማን እንደመረጥኋቸው አውቃለሁ፣ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲፈጸም፣

ከእኔ ጋር ዳቦ የሚበላው ተረከቡን በእኔ ላይ አነሳ። ከአሁን ጀምሮ እላቸኋለሁ ከመሆኑ በፊት፣ እንዲሁም መቼ ሲሆን እንድታምኑ እኔ ነኝ። በእውነት በእውነት እላቸኋለሁ፣ የላክሁትን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔን የሚቀበል ግን ላከኝን ይቀበላል።

እነዚህን ነገሮች ካለ በኋላ ኢየሱስ በመንፈስ ተቸገረ፣ እና መሰከረ እንዲሁም አለ፣ አሜን አሜን እላቸኋለሁ፣ አንድ ከእናንተ ያስረክበኛል። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ እርስ በርሳቸው እየተመለከቱ ነበሩ፣ ስለ ምን እንደሚናገር እየተመረመሩ። ነበረ ግን አንድ ከደቀ መዛሙርቱ እየተደገፈ በደረተ ኢየሱስ፣ ዘኢየሱስ ወደደ። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ ለዚህ ደደፋል ማን እንደሚሆን ስለ እሱ የሚናገረው ለመጠየቅ። ያ ግን በኢየሱስ ደረተ ላይ ወድቆ ጌታ ማን ነው ብሎ ይላል ኢየሱስ መለሰ፣ ያ እኔ ቁርሱን አጥልቄ የምሰጠው ሰው ነው። እና ቁርሱን አጥልቆ ለስምዖን እስቅርዮጥ ልጅ ይሁዳ ሰጠው። ወከዘቁርስ ጊዜ ገባ ወደያ ሰይጣን። ስለዚህ ኢየሱስ ለእርሱ ይላል፡ ዘታደርግ በፍጥነት አድርገው። ይህን ግን ከተደገፉት ማንም አላወቀም ለምን ለእርሱ እንዲህ እንደተናገረው። ገለ እስመ ኅሰቡ፡ እስመ ዘሣጥነ ነበረ ዘይሁዳ፡ ከመ ይብሎ ሎቱ ዘኢየሱስ፡ ሥረይ ዘፍቃድ ነብል ውስተ ዘበዓል፡ ወ ለዘድኩማን ከመ ምንተ ይሁብ። ወሰደ እንግዲህ ዘቁርስ ውክቱ ፈጥነ ወዲክ፤ ወነበረ ሌሊት።

ስለዚህ ጊዜ ወጣ፣ ኢየሱስ ይላል፣ አሁን የሰው ልጅ ተከበረ፣ እና እግዚአብሔር በእርሱ ተከበረ። ከሆነ እግዚአብሔር በእርሱ ተከበረ፣ እግዚአብሔርም በራሱ ይከብረዋል፣ እናም ወዲያው ይከብረዋል። ልጆቹ፣ ገና ትንሽ ከእናንተ ጋር አለሁ። ትፈልጉኛላቸዎት፣ እና እንደተናገርኩላቸው ለአይሁዶች፣ የት እንደምሄድ እኔ፣ እናንተ መምጣት አትችሉም፣ እናንተንም አሁን እላቸኋለሁ። ትእዛዝ አዲስ እሰጣቸዎት፣ እንዲሁ እርስ በርሳቸው ትወዳደዱ፣ እንደ ወደድኋቸዎት፣ እንዲሁ እናንተም እርስ በርሳቸው ትወዳደዱ። በዚህ ሁሉ ያውቃሉ እናንተ የእኔ ደቀ መዛሙርት እንደሆናቸዎት፣ እርስ በርሳቸው ፍቅር ካላቸዎት። ስምዖን ጴጥሮስ ለእርሱ ይላል፣ ጌታ፣ የት ትሄዳለህ፣ ኢየሱስ ለእርሱ መለሰ፣ የት እኔ እሄዳለሁ፣ አሁን ለእኔ ለመከተል አትችልም፣ ግን በኋላ ለእኔ ትከተላለህ። ጴጥሮስ ይላል ለእርሱ፣ ጌታ፣ ለምን አሁን ልከተልህ አልቻልኩም፣ ነፍሴን

ስለ አንተ እሰጣለሁ። መለሰለት ኢየሱስ፣ ነፍስከን ስለ እኔ ትሰጣለህን?  
አሜን አሜን እላለሁ ለአንተ፣ ዶሮ አይጮኽም እስከ ሦስት ጊዜ  
እስክትክደኝ ድረስ።

14

የእናንተ ልብ አይታወቅ፤ በእግዚአብሔር ታምናላችሁ፣ በእኔም ታምኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያዎቻችሁ አሉ፣ ካልሆነ ኖሮ ለእናንተ ነግራላችሁ ነበር፤ ለእናንተ ቦታ ለማዘጋጀት እሄዳለሁ። እና እንደ ሄድኩ እና አዘጋጃለሁ ለእናንተ ቦታ፣ እንደገና እመጣለሁ እና እወስዳችኋለሁ ወደ እኔ፣ እንዲሁም እኔ ባለሁበት እናንተም ትሆኑ። እናም የት እንደምሄድ ታውቃላችሁ፣ እንዲሁም መንገዱን ታውቃላችሁ። ቶማስ ለእርሱ ይላል፤ ጌታ፣ የት እንደምትሄድ አናውቅም፣ እና መንገዱን እንዴት ማወቅ እንችላለን? ይላል ለእርሱ እግዚአብሔር ኢየሱስ፣ እኔ አገን መንገድ እና እውነት እና ሕይወት፣ ማንም አይመጣ ወደ አባት ከሆነ በእኔ በኩል ካልሆነ። ብ ኣውቁክሙኒ፣ ወአባዩኒ ኣውቁክምዎ ኔርክሙ። ወእምደእዜኒ ታአምርዎ ወርኪክምዎ። ፊልጶስ ይላል ለእርሱ፣ ጌታ፣ አባቴን አሳዩን እና በቂ ነው ለእኛ። ኢየሱስ ለእርሱ ይላል፣ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ እና አልተዋወቅህም እኔን፣ ፊልጶስ፣ እኔን ያየ አባቴን አይቷል፣ እና እንዴት አንተ ትላለህ፣ አባቴን አሳዩን፣ አታምንም እንዴት እኔ በአባት ውስጥ እንደሆንኩ እና አባትም በእኔ ውስጥ እንደሆነ? እኔ ለእናንተ የማወራቸው ቃላት ከራሴ አይደሉም፣ ነገር ግን በእኔ ውስጥ የሚኖረው አባት እርሱ ራሱ ሥራዎቹን ያደርጋል። ታምኑኝ እኔ በአብ ውስጥ እንደሆንኩ እና አብም በእኔ ውስጥ እንደሆነ፣ ግን ካልሆነ፣ በእነዚያ ስራዎቻችሁ ምክንያት ታምኑኝ። አማን አማን እላለሁ ለእናንተ፣ በእኔ የሚያምን፣ ያንን ሥራ የእኔ እሠራ እርሱም ይሠራል፣ እና ከእነዚህ የሚበልጥ ይሠራል፣ ስለ እኔ ወደ አባቴ እሄዳለሁ። ወምንትኒ፣ በስምዩ፣ ዘትሰአሉ፣ ዝንቱ፣ እገብር፣ ከመ፣ ደትከበር፣ አብ፣ በወልድ። ብ ምንም ነገር በስሜ ብትጠይቁ፣ እኔ እሰራለሁ።

ብ ትፈቅዱኝ፣ ትአዛዛቴን ጠብቁ። እና እኔ አባቴን አጠይቃለሁ፣ እና ሌላ መጽናኛን ይሰጣችኋል፣ ከእናንተ ጋር ለዘለዓለም እንዲኖር። መንፈስ

የአውነት፣ ዘዓለም ኢደክል ደውሰኛ፣ አስመ ኢደራኢ ሎቱ ወኢያክምር ሎቱ፣ አንተሙ ግን ታአምሩ ሎቱ፣ አስመ ኅቤክሙ ደነብር ወውስተክሙ ደከውን። አይተዋቸሁም እናንተን ወላጅ አልባዎቹ፣ አመጣለሁ ወደ እናንተ። ገና ትንሽ ጊዜ፣ እና ዓለም እኔን ከእንግዲህ አይመለከትም፣ እናንተ ግን ታዩኛላቸሁ። ምክንያቱም እኔ እኖራለሁ እና እናንተም ትኖራላቸሁ። በዚያ ቀን ታውቁ እናንተ ምክንያት እኔ በአባቴ ውስጥ ነኝ እና እናንተ በእኔ ውስጥ ናቸሁ እናም እኔ በእናንተ ውስጥ ነኝ። ያን ዓይነት ትእዛዞች ያለው እና የጠበቀ አነርሱ፣ ያ ነው የሚወደኝ፣ የሚወደኝ ግን በአባቴ ደወደዳል፣ እና እኔ አወደዋለሁ እና ራሴን አገልጽለታለሁ። ይሁዳ፣ አስቃርኖጥ ያልሆነው፣ እንዲህ አለው፡ ጌታ ሆይ፣ ራስህን ለእኛ ለማሳየት እንጂ ለዓለም ለማሳየት የሆነው ምንድን ነው? ኢየሱስ መለሰ እና አለው፡ ማንም ሰው እኔን የሚወደኝ ከሆነ ቃሌን ያስቀምጣል፣ እና አባቴ ያፈቅረዋል፣ እና ወደ አርሱ እንመጣለን እና ከአርሱ ጋር መኖሪያ እናደርጋለን። ዘኢደፈቅደኒ ቃላት የአይጠብቅም፣ ወቃል ዘትሰምዑ አይኮነኒ፣ አላ ዘአብ ዘለአከኒ።

እነዚህ ነገሮች ተናግረውአለሁ ለእናንተ፣ ከእናንተ ጋር እየቆየሁ። ውስቱ ግን መጽናኒ፣ መንፈስ ቅዱስ ዘይፌት አብ በስመ እኔ፣ ውስቱ ለክሙ ደምህር ኩሎ ወያስተዋሥኦ ለክሙ ኩሎ ዘአቤለክሙ። ሰላሜን አለቅቃለሁ ለእናንተ፣ ሰላሜን አሰጣቸኋለሁ፣ እንደ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም፣ እኔ አሰጣቸኋለሁ። ልባቸሁ አይታወክ እንዲሁም አይፍራ። ሰማቸሁ ምክንያቱም እኔ ነው ላንተ ያልኩት፣ እሄዳለሁ እና ወደ አንተ እመለሳለሁ። ብትወዱኝ ደስ ባላቸሁ ነበር፣ ምክንያቱም ወደ አባቴ እሄዳለሁ ያልኩ፣ ምክንያቱም አባቴ ከእኔ ይበልጣል። ወአሁንም አነግራክቸኋለሁ ለእናንተ ሳይሆን በፊት፣ እንዲ መቼ ሲሆን ታምኑ። ከእንግዲህ ብዙ ከእናንተ ጋር አልናገርም፣ የዓለም ገዥ ደመጣልና፣ እና በእኔ ውስጥ ምንም የለውም። ግን ዓለም እንዲያውቅ ምክንያቱም አባትን እወዳለሁ፣ እና አባት እንደ አዘዘኝ፣ እንደዚሁ አደርጋለሁ። ተነሱ፣ ከዚህ እንሂድ።

እኔ አውነተኛው የወይን ተክል ነኝ፤ እና አባቴ ገበሬው ነው። ሁሉ ቅርንጫፍ በእኔ ውስጥ ፍሬ የማያመጣ፤ ያነሳዋል፤ እና ሁሉ ፍሬ የሚያመጣ፤ ያጸዳዋል፤ እንዲሁም ብዙ ፍሬ ያመጣ። ቀድሞውኑ እናንተ ገጹሃን ናቸው በእኔ ላይ ገርጏቸው ቃል። በእኔ ቆዩ፤ እናም እኔም በእናንተ እሆናለሁ። እንደ ቅርንጫፉ በወይኑ ውስጥ ካልቆየ ከራሱ ፍሬ መሸከም የማይችለው፤ እንደዚሁም እናንተ በእኔ ካልቆያቸው። እኔ ወይኑ ነኝ፤ አንተም ቅርንጫፎቼ ነህ። በእኔ ውስጥ የሚቀር እና እኔም በእርሱ ውስጥ፤ ይህ ብዙ ፍሬ ያመጣል፤ ምክንያቱም ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችልም። ብዩ ውስጥ የማይኖር ሰው ወደ ውጭ እንደ ቅርንጫፍ ተጥሎ ደረቀ፤ እና ደሰበሰቡአቸው እና ወደ አሳት ይጥሉአቸው፤ እና ይቃጠላል። እንተ በእኔ ትቀመጡ እና ቃላቴ በእናንተ ቢቀመጥ፤ የምትፈልጉትን ጠይቁ፤ እና ለእናንተ ይሆናል። በዚህ አባቴ ተመስገን፤ እንዲሁም ብዙ ፍሬ እንድታመጡ፤ እናም ለእኔ ደቀ መዛሙርት ትሆናላችሁ። እንደ አባት ወደደኝ፤ እኔም ወደድኋችሁ፤ በፍቄ ቆዩ። እንተ ትእዛዛቴን ትጠብቁ፤ በፍቅሬ ውስጥ ትቀመጣላችሁ፤ እንደ እኔ የአባቴን ትእዛዛት እንደጠበቅሁ እና በፍቅሩ ውስጥ እንደምቀመጥ። እነዚህን ነገሮች ለእናንተ ተናግሮአቸዋለሁ፤ የእኔ ደስታ በእናንተ ውስጥ እንዲቀመጥ እና የእናንተ ደስታ እንዲሞላ። ይህ የእኔ ትእዛዝ ናት፤ እንደ አፈቀርኋችሁ እርስ በርሳችሁ እንዲሁ ትዋደዱ። ከዚህ የበለጠ ፍቅር ማንም የለውም፤ አንድ ሰው ነፍሱን ለጻደኞቹ እንዲያስቀምጥ። አንተም ጻደኞቹ ናችሁ፤ ብታደርጉ የምዘዛችሁን ሁሉ። ካይከዋን እንደገና እናንተን እላለሁ ባሪያዎቹ፤ ምክንያቱም ባሪያው ካይ ያውቅም ጌታው ምን እንደሚያደርግ፤ እናንተን ግን ወዳጆቹ አልኩ። ምክንያቱም ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አሳወቅሁ። አንተም እኔን አልመረጣችሁም፤ ነገር ግን እኔ መረጥኋችሁ እናንተን፤ እና አስቀመጥኋችሁ እናንተን እንዲሁም እናንተ ትሄዱ እና ፍሬን ታመጡ፤ እና ፍሬያችሁ ይኖር፤ እንዲሁም ምንም ትጠይቁ አባትን በሰሜ፤ ይሰጣችሁ። እነዚህን ለእናንተ እያዘዘኩ፤ እርስ በርሳችሁ እንድትወዱ።

ዓለም እናንተን ቢጠላ፤ ከእናንተ በፊት እኔን እንደጠላ ተወውቁ። ካብ ዓለም እንተ ሹንኩም፤ ዓለም ናቱ ዚኹውን ምፈተው። ስለ ዝኾነ ግን

ካብ ዓለም አይቸንኩምን፡ ግን አነ መረጽኩቹም ካብ ዓለም፡ ስለዚ ዓለም ይጻፈኩም። ዘከሩ ቃሌን ዘክልኩክሙ፡ ባሪያ አይበልጥም ጌታውን። ለእኔ ከሰደዱ፡ ለእናንተም ደሰድዳሉ፡ ቃሌን ከጠበቁ፡ ቃላቸውንም ይጠብቃሉ። ግን እነዚህን ሁሉ ያደርጋሉ ለእናንተ በስሜ ምክንያት፡ ምክንያቱም ያለመኝን አያውቁትም። ብመጻኢኩ አይ ወተናገርኩ ላቲሆሙ፡ ጎጢአት አይ ነበሮሙ፤ ይኸዜ ግን ምክንያት የብሎሙ አይ ለእንተ ጎጢአቶሙ። ያ እኔን የሚጠላ ከባቲንም ይጠላል። ቢሆን እነዚያ ሥራዎቹ በእነርሱ ውስጥ አልሠራሁ ምንም ሌላ ሰው ያልሠራቸውን፡ ጎጢአት አልነበራቸው፤ አሁን ግን አይተዋል እና ጠልተዋል እኔንም ከባቲንም። ግን እንዲሟላ ቃሉ የተጻፈው በሕጋቸው ውስጥ፡ ምክንያቱም ያለምክንያት ጠሉኝ። ግን መቼ ይመጣ እርሱ ረዳት፡ ማንን እኔ አልክ ለእናንተ ከአባት፡ መንፈስ ዘአውነት ማን ከአባት ይወጣ፤ ያ ይመሰክራል ስለእኔ። እናንተም ደግሞ ትመሰክራላችሁ፤ ምክንያቱም ከመጀመሪያው ከእኔ ጋር ናችሁ።

16

እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ተናግራለሁ እንዳትሰናከሱ። የተባረሩ ያደርጓቸዋል እናንተን፡ ነገር ግን ትመጣለች ሰዓት እንዲሁም ሁሉ የገደላችሁ ያስብ አገልግሎት ለማቅረብ ለእግዚአብሔር። እነዚህን ያደርጋሉ፡ ምክንያቱም ከባቲን ወይም እኔን አላወቁምና። ግን እነዚህን ነገሮች ተናግራለሁ ለእናንተ፡ እንዲሆን መቼ ሰዓቱ ትመጣ ትዘከሯቸው ምክንያቱም እኔ አልኳችሁ። እነዚህን ነገሮች ግን ለእናንተ ከመጀመሪያ አላልኳችሁም፡ ምክንያቱም ከእናንተ ጋር ነበርኩ። ነገር ግን አሁን ወደ ላከኝ እሄዳለሁ፡ እና ማንም ከእናንተ አይጠይቀኝም የት እንደምትሄድ። ግን እነዚህን ለእናንተ ስለተናገርኩ፡ ሐዘን የእናንተን ልብ ሞልቷል። ግን እኔ አውነቱን አላለሁ ለእናንተ፡ ይጠቅማችኋል እኔ እንድሄድ። ለእኔ ካልሄድኩ፡ መጽናኛው ወደ እናንተ አይመጣም፡ ግን ብሄድ፡ እርሱን ወደ እናንተ አልካለሁ። ወመጹኩ ውክቱ ይገሥጽ ለዓለም በእንተ ጎጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ፍትሕ። ስለ ጎጢአት እንግዲህ፡ ምክንያቱም በእኔ አይከምኑም። ስለ ጽድቅ ግን፡ ምክንያቱም ወደ ከባቲ እሄዳለሁ እና ከእንግዲህ አታዩኝም። ስለ ፍርድ ግን፡ ስለዚህ

የዚህ ዓለም ገዥ ተፈርዶበታል። ገና ብዙ ለመናገር አለኝ ለእናንተ፣ ግን አሁን ለመሸከም አትችሉም። ግን ያ መንፈስ የእውነት መቼ ሲመጣ፣ ወደ ሁሉ እውነት ይመራቸዋል። ከራሱ አይናገርም፣ ግን የሚሰማውን ይናገራል። እና የሚመጡትን ይነግራቸዋል። ያ አንድ እኔን ያከብራል። ምክንያቱም ከእኔ ይወስዳል እና ለእናንተ ያውጃል። ሁሉ የአባት ያለው የእኔ ነው፤ በዚህ ምክንያት ከእኔ ይወስዳል እና ለእናንተ ያስታውቃል አልኩ። ትንሽ ጊዜ እና አታዩኝም፣ እና እንደገና ትንሽ ጊዜ ታዩኛላችሁ፣ ምክንያቱም እኔ ወደ አባት እሄዳለሁ። ከደቀ መዛሙርቱ አንዳንዶቹ እርስ በርሳቸው ተናገሩ፣ ይህ ምን ማለት ነው ለእኛ የሚለን፣ ትንሽ ጊዜ እና አታዩኝም፣ እና እንደገና ትንሽ ጊዜ እና ታዩኛላችሁ፣ እና እኔ ወደ አባት እሄዳለሁ? ስለዚህ ይላሉ፣ ትንሹ የሚለው ይህ ምንድን ነው? ምን እንደሚናገር አናውቅም። ያወቀ እንግዲህ ኪዳሱስ ከመ ፈቀዱ ሊጠይቁት፣ እና አለላቸው፣ ስለዚህ ትፈልጋላችሁ እርስ በርሳችሁ ከመ አልኩ፣ ትንሽ እና አታዩኝ፣ እና እንደገና ትንሽ እና ታዩኝ። አሜን አሜን እላለሁ ለእናንተ ምክንያቱም ትበክያላችሁ እና ታዘኑ እናንተ፣ ዓለሙ ግን ይደሰታል፣ እናንተ ግን ትሐዘኑ፣ ግን ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይሆናል ። ሴት በምትወልድ ጊዜ ሐዘን አላት፣ ምክንያቱም ሰዓቷ መጣ፣ ግን ልጁን ስትወልድ፣ ከእንግዲህ መከራውን አትዘክርም በደስታው ምክንያት ሰው ወደ ዓለም ተወለደ። እናንተም እንግዲህ አሁን ሐዘን አላችሁ፣ ግን አመለከታችኋለሁ እንደገና፣ ልባችሁም ይደሰታል፣ ደስታችሁንም ማንም ከእናንተ አይወስድም። እና በዚያ ቀን እኔን ምንም አትጠይቁኝም፣ አሜን አሜን እላችኋለሁ፣ በስሜ ከአባት የምትጠይቁት ሁሉ ይሰጣችኋል። አስከ አሁን ድረስ በስሜ ምንም አልጠየቃችሁም፣ ጠይቁ እና ትቀበላላችሁ፣ የእናንተ ደስታ የተሞላች እንድትሆን። እነዚህን በምሳሌዎቹ ተናግሎቻችኋለሁ፣ ግን ትመጣለች ሰዓት መቼ ከእንግዲህ በምሳሌዎቹ አልናገራችሁም፣ ግን በግልጽነት ስለ አብ እነግራችኋለሁ። በዚያ ቀን በስሜ ትጠይቃላችሁ፣ እናም አልልም ለእናንተ እኔ አባቱን ስለእናንተ አጠይቃለሁ ብዬ። እርሱ ራሱ አባቱ ይወዳችኋል፣ ምክንያቱም እናንተ እኔን ወድዳችኋል፣ እናም እኔ ከአምላክ እንደወጣሁ አምናችኋል። ከአብ ወጣሁ እና ወደ ዓለም መጣሁ፣ እንደገና ዓለሙን አለቃለሁ እና ወደ አብ እሄዳለሁ። ደቀ መዛሙርቱ ይሉት፣ አመልከት አሁን በግልጽ ተናገር፣ ምሳሌንም

አትናገርም። አሁን እናውቃለን ምክንያቱም ሁሉን ታውቃለህ እና ማንም ይወድህ ዘንድ ፍላጎት የለህም። በዚህ እናምናለን ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ወጣህ። ኢየሱስ፡ መለሰላቸው፡ አሁን፡ ታምናላቸው፡ ይመልከቱ፤ ሰዓት ትመጣለቸው፤ እና አሁንም መጥታለቸው፤ እያንዳንዳቸው ወደ ቤታቸው ትበተናላቸው እና እኔን ብቻዬን ትተውኛላቸው፤ ነገር ግን ብቻዬን አይደለሁም፤ ምክንያቱም አባት ከእኔ ጋር ነው። እነዚህን ነገሮች ለእናንተ ተናግራለሁ፤ በእኔ ሰላም እንዲኖራቸው። በዓለም መከራ ይኖራችኋል፤ ግን ተጽናኑ፤ እኔ ዓለምን አሸንፌአለሁ።

17

እነዚህን ነገሮች ኢየሱስ ተናገረ፤ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አነሳና አለ፡ አባት ሆይ፤ ሰዓቱ መጥታለቸው፤ ልጅህን አከብር፤ ልጅህም አንተን እንዲያከብርህ፤ እንደ ሰጠኸው ለእርሱ ሥልጣን በሁሉ ሥጋ ላይ፤ የሰጠኸው ሁሉ ለእርሱ ዘለዓለም ሕይወት ይሰጣቸው። ይህ ግን ዘለዓለም ሕይወት ናት፤ አንተን ብቸኛውን እውነተኛ አምላክ እና ላከህውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያውቁህ። እኔ በምድር ላይ አከበርኩህ፤ የሰጠኸኝን ሥራ እንድሰራ አጠናቀቅኩ። እና አሁን አከብረኝ አንተ አባት፤ ከራስህ ጋር በዚያ ክብር እኔ የነበረኝ ዓለም ከመሆኑ በፊት ከአንተ ጋር። ስምህን ገለጽኩላቸው ለሰዎች እነዚያ ከዓለም ሰጥተኸኝ። የአንተ ነበሩ እና ለእኔ እነርሱን ሰጥተኸኛል፤ እናም ቃልህን ጠብቀዋል። አሁን ያወቁ ምክንያቱም የሰጠኸኝ ሁሉ ከአንተ እንደሆነ። ስለ አንተ የሰጠኸኝን ቃላት ለእነርሱ ሰጥቼአቸዋለሁ፤ እና እነርሱ ወሰዷቸው፤ እና በእውነት ከአንተ እንደወጣሁ አወቁ፤ እና አንተ እንደላክኸኝ አመኑ። እኔ ስለ እነርሱ አጠይቃለሁ፤ ስለ ዓለም አልጠደቅም፤ ግን ስለ እነዚያ የሰጠኸኝ አጠይቃለሁ፤ ምክንያቱም የአንተ ናቸው። ወሁሉም የኔ ያንተ ነው፤ ወያንተም የኔ ነው፤ ወበእነርሱ ተከብራለሁ። እናም አሁን በዓለም አይደለሁም ፤ እነዚህም በዓለም ናቸው ፤ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ ። አባት ቅዱስ ፡ በስምህ እነርሱን ጠብቅ ፡ ለእኔ የሰጠኸኝ ፡ እንደ እኛ አንድ እንዲሆኑ ። ከእነርሱ ጋር በዓለም ሳለሁ፤ በስምህ እነርሱን እየጠበቅኩ ነበር፤ የሰጠኸኝን ጠበቅኩ፤ እና ከእነርሱ ማንም አልጠፋም፤ የጥፋት ልጅ ካልሆነ

በስተቀር፣ ጽሑፍ እንዲፈጸም። አሁን ግን ወደ አንተ እመጣለሁ፣ እና እነዚህን ነገሮች በዓለም እናገራለሁ፣ የኔ ደስታ በእነርሱ ውስጥ የተሞላ እንዲኖራቸው። እኔ ቃልህን ላቸው ሰጥቼአለሁ፣ እና ዓለም ጠላቸው፣ ምክንያቱም ከዓለም አደደሉም፣ እንደ እኔ ከዓለም እንደማልሆን። አልጠደቅም እንዲያነሳቸው እነርሱን ከዓለም፣ ነገር ግን እንዲጠብቃቸው እነርሱን ከክፉ። ከዓለም አደደሉም፣ እንደ እኔ ከዓለም እንደማልሆን። ቀድሶ እነርሱን በእውነትህ፣ ቃልህ እውነት ነው። እንደ እኔን ወደ ዓለም እንደላከህኝ፣ እኔም እነርሱን ወደ ዓለም ላከሁአቸው። እና ለእነርሱ እኔ ራሴን አቀድሳለክሁ፣ እንዲሁም እነርሱ በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ። ስለ እነዚህ ብቻ አደደለም የምጠደቀው፣ ነገር ግን በቃላቸው ስለ እኔ ስለሚያምኑትም ነው፣ ሁሉም አንድ እንዲሆኑ፣ አንተ አባት በእኔ ውስጥ እንደሆንክ እና እኔም በአንተ ውስጥ እንደሆንኩ፣ እነርሱም በእኛ ውስጥ አንድ እንዲሆኑ፣ ዓለም አንተ እኔን እንደላከህ እንዲያምን። እና እኔ ዘክብር ዘሀበከኒ ሀብክምሙ ከመ ደኩኑ አሐዲ በከመ ንሐነ አሐዲ ንሐነ። አነ በእነርሱ እና አንተ በእኔ፣ ወደ አንድነት የተፈጸሙ እንዲሆኑ፣ እናም ዓለም አንተ እኔን እንደላከኸኝ እና እኔን እንደወደድኸኝ እነርሱንም እንደወደድካቸው እንዲያውቅ። አባት፣ እነዚያ የሰጠኸኝን እፈልጋለሁ የት እኔ ነኝ እነዚያም ከእኔ ጋር ይሆኑ፣ ክብራን ይመለከቱ ዘ የሰጠኸኝ፣ ስለ አፍቅረኸኝ በዓለም መሠረት በፊት። አባት ጻድቅ፣ ዓለም አንተን አላወቀም፣ እኔ ግን አንተን አወቅሁ፣ እና እነዚህም አንተ እኔን እንደላከኸኝ ያወቁ። ወአውቀኩ ለእነርሱ ስምክ፣ ወአውቅ፣ ከመ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ በውስቴቶም ትኩን፣ ወአነኒ በውስቴቶም።

እነዚህን ነገሮች ከተናገረ በኋላ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ቄድሮን ጁረት ማዶ ወጣ፣ የአትክልት ቦታ የነበረበት፣ ወደዚያም እርሱና ደቀ መዛሙርቱ ገቡ። ይሁዳ እሱን የሚያስረክበው ቦታውን ያወቀው ነበር፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እዚያ ብዙ ጊዜ ተሰብስቦ ነበር። ስለዚህ ይሁዳ ሰራዊቱን ወስዶ እና ከዋና ካህናት እና ከፈሪሳውያን አገልጋዮቹን ደዘ፣ በእግሮቹ እና በመብራቶቹ እና

በመሠሪያዎቻችን እዚያ መጣ። ኢየሱስ እንግዲህ በእርሱ ላይ የሚመጡትን ሁሉ ነገሮቻቸው ወጥቶ ላቸው አለ። መንን ትፈልጋላችሁ? መለሱ ለእርሱ፣ ኢየሱስ ናዝራዊ። ኢየሱስ ይብሎም፣ አነ እመ። ይሁዳ ዘያሰልሞ ደግሞ ምስሌሆም ቆመ። ስለዚህ እኔ ነኝ ብሎ ሲነግራቸው፣ ወደ ኋላ ሄዱ እና ወደ መሬት ወደቁ። እንደገና እንግዲህ እነርሱን ጠየቀ፣ ማንን ትፈልጋላችሁ? እነርሱ ደግሞ፣ ኢየሱስ ናዝራዊውን አሉ። ኢየሱስ መለሰ፣ አልኩኋችሁ እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔን ከምትፈልጉ? እነዚህን ሊሄዱ ተወክቸው። ይህ ቃል እንዲፈጸም ዘክላ፣ ዘሀብከኒ አንዳቸውም እምነሆም አልጠፋሁም። ስምዖን እንግዲህ ጴጥሮስ ሰይፍ ይዞ ጎተተው፣ እና የዋናውን ካህን ባሪያ መታው እና የቀኝ ጁሮውን ቆረጠው፣ የባሪያው ስም ግን ማልኮስ ነበረ። ስለዚህ ኢየሱስ ለጴጥሮስ አለ፣ ሰይፍን ወደ ሳጥኑ ጣል፤ አባቴ የሰጠኝን ጽዋ አልጠጣውም እንዴት?

ስለዚህ ሰራዊቱ እና አዛዥ እና የአይሁዶች ረዳቶች ኢየሱስን ያዙ እና አሰሩት። እና መጀመሪያ ወደ አና መረቱ፣ እርሱም የቀያፋ አማኝ ነበረ፣ ቀያፋም የዚያ ዓመት ሊቀ ካህናት ነበረ። ቀያፋ ለአይሁድ አንድ ሰው ስለ ሕዝቡ መጥፋት ደጠቅማል ብሎ ያማከረው ነበረ። ስምዖን ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር ኢየሱስን ይከተሉ ነበር። ያ ደቀ መዝሙር ለሊቀ ካህናት የሚታወቅ ነበር፣ እናም ከኢየሱስ ጋር ወደ ሊቀ ካህናት ግቢ ገባ። ፔጥሮስ ግን በበሩ ዘንድ ውጭ ቆሞ ነበር። ስለዚህ ለሊቀ ካህናቱ የሚታወቀው ሌላው ደቀ መዝሙር ወጥቶ ለበር ጠባቂዋ ተናገረ፣ እና ፔጥሮስን አስገባ። ደጃሪቱ ወጣት ሴት እንግዲህ ለጴጥሮስ ትላለች፣ አንተም ከዚህ ሰው ደቀ መዝሙርት አይደለህምን? ያ ይላል፣ አይደለሁም። ባሪያዎቹና ረዳቶቹ የድንጋይ ከሰል አሳት አድርገው ቆመው ነበር፣ ምክንያቱም ቅዝቃዜ ስለነበረ እየተሞቁ ነበር፤ ጴጥሮስም ከእነርሱ ጋር ቆሞ እየተሞቀ ነበር። ስለዚህ ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ስለ ደቀ መዝሙርቱ እና ስለ ትምህርቱ ጠየቀው። መለሰለት ኢየሱስ፣ አነ ለምን ትጠይቀኛለህ? ለሰሙት ሰዎች ምን እንዳልኳቸው ጠይቅ፤ እነሆ እነዚህ እኔ ያልኩትን ያውቃሉ። እነዚህን ግን እርሱ ባለበት ጊዜ፣ አንድ ከአገልጋዮቹ ቆሞ የነበረ ምት ሰጠ ለኢየሱስ እንዲህ ብሎ፣ እንዲህ ነው ለካህኑ የምትመልሰው? መለሰ ለእኔ ኢየሱስ፣ ከመ አኩይ ተናገርኩ፤

አስምር ስለ አኩይ፣ ከመ ግና መልካም፣ ለምንት እኔ ትመታኒ። አና አርሱን የታሰረ ወደ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ላከው። ስምዖን ጴጥሮስ ቆሞ እየተሞቀ ነበረ። ስለዚህ ለአርሱ አሉት፣ አንተም ከደቀ መዛሙርቱ አይደለህምን፣ ስለዚህ ያ አንድ ካዲ እና አለ፣ አይደለሁም። አንድ ከ ሊቀ ካህናት ባሪያዎች፣ ጴጥሮስ ጁሮውን የቆረጠው ሰው ዘመድ ሆኖ፣ ይላል፣ እኔ አንተን በአትክልት ስፍራ ከአርሱ ጋር አላየሁህም? ስለዚህ ጴጥሮስ ደግሞ ካዲ፣ እና ወዲያውኑ ዶሮ ጮኹ።

እንግዲህ ኢየሱስን ከቀያፋ ወደ ጳራጢዎሪዮን ያመረቱ፣ ማለዳ ነበረ፣ እና እነርሱ ወደ ጳራጢዎሪዮን አልገቡም፣ እንዳይረከቡ፣ ነገር ግን ፋሲካን እንዲበሉ። ስለዚህ፣ ጳላጦስ፣ ወደ፣ እነርሱ፣ ወጣ፣ ወ፣ አለ፣ በዚህ፣ ሰው፣ ላይ፣ የትኛውን፣ ክስ፣ ታመጣላቸው። መለሱ እና አሉት፣ ይህ ክፉ ሰሪ ባይሆን ኖሮ፣ ወደ አንተ አሳልፈን አይኖርም። ተናገረ እንከ ሎሙ ጳላጦስ፣ ንሥእዎ አንትሙ ወበሐን ክሙ ኩንንም። ተናገረ እንከ ሎቱ አይሁድ፣ ለነ አኮ ይከውን ለቀትል ሰብአ። የኢየሱስ ቃል ሊፈጸም ዘተናገረ ሲያመለክት በምን ሞት ሊሞት እንደነበረ። ፒላጦስ እንግዲህ ወደ ፕራይቶሪዮን እንደገና ገባ እና ኢየሱስን ጠራ እና ለአርሱ አለ፣ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህ? ኢየሱስ መለሰለት፣ ይህን ከራስህ ነው የምትለው ወይስ ሌሎች ስለ እኔ ነገረውህ? ጳላጦስ መለሰ፣ እንዳ እኔ አይሁዳዊ ነኝ? የአንተ ሐዝብ እና ሊቃነ ካህናት አሳልፈውህ ለእኔ፣ ምን አደረግህ? መለሰ ኢየሱስ፣ መንግሥቱ ከዚህ ዓለም አይደለችም፣ መንግሥቱ ከዚህ ዓለም ቢሆን ኖሮ፣ አገልጋዮቹ ደዋጉ ነበር፣ ለአይሁድ እንዳልተሰጠ፣ አሁን ግን መንግሥቱ ከዚህ አይደለችም። ብሎ እንግዲህ ለአርሱ ጳላጦስ፣ እንግዲህ ንጉሥ ነህ አንተ? መለሰ ኢየሱስ፣ አንተ ትላለህ ንጉሥ ነኝ ብለህ። እኔ ለዚህ ተወልጄአለሁ እና ለዚህ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፣ ለአውነት እንድመሰክር። ሁሉ ከአውነት የሆነ የእኔን ድምፅ ይሰማል። ፒላጦስ ለአርሱ ይላል፣ አውነት ምንድነው? እና ይህን ብሎ እንደገና ወደ አይሁድ ወጣ እና ለእነርሱ ይላል፣ እኔ በአርሱ ላይ ምንም ምክንያት አላገኘሁም፣ ግን ለአናንተ ልማድ ነው በፋሲካ አንድን ለአናንተ እንድለቅ፣ ስለዚህ የአይሁድ ንጉሥን ለአናንተ እንድለቅ ተፈልጋላቸው? ስለዚህ ሁሉም እንደገና ጮኹ እያሉ፣ ይህን አይደለም፣ ግን ባራባስን። ባራባስ ግን ዘራፊ ነበረ።

ከዚያ እንግዲህ ፒላሞስ ኢየሱስን ወስዶ ቀጠፈው። እናም  
 ወታደሮቹ ከእሾህ አክሊል ከተጠለፈ በኋላ በራሱ ላይ አደረጉት፤ እናም  
 የወይን ጠጅ ልብስ አልበሱት። እና እያሉ ነበር፤ ሰላም፣ የአይሁድ ንጉሥ  
 እና ምታቶቹን እየሰጡት ነበር። ፲ላሞስ እንግዲህ እንደገና ወደ ውጭ  
 ወጣ እና ወደ እነርሱ ይላል፤ ተመልከቱ እርሱን ወደ እናንተ ወደ ውጭ  
 እመጣለሁ፤ በእርሱ ላይ ምንም ምክንያት እንደማለገኝ እንድታውቁ።  
 ስለዚህ ኢየሱስ የአካሲያ አክሊልና የወይን ጠጅ ልብስ እየለበሰ ወደ  
 ውጭ ወጣ። እና ይላቸዋል፤ ተመልከቱ ሰውየውን። ስለዚህ ሊቃነ  
 ካህናት እና ረዳቶቹ ሲያዩት፣ ጮኹ እያሉ፤ ስቅለው ስቅለው። ጲላሞስ  
 ይላቸዋል፤ እናንተ ውሰዱት እና ስቅሉት፤ እኔ በእሱ ላይ ምክንያት  
 አልገኝም። መለሱ ለእርሱ አይሁድ፣ አኛ ሐግ አለን፤ እና በሐጋቸን  
 መሠረት ሊሞት ይገባል፤ ምክንያቱም ራሱን የአግዚአብሔር ልጅ  
 አደረገ። ስለዚህ ፒላሞስ ይህን ቃል ሲሰማ፣ ይበልጥ ፈራ። እና እንደገና  
 ወደ ፕራደቶሪዮን ገባ እና ለኢየሱስ ይላል፤ አንተ ከየት ነህ? ነገር ግን  
 ኢየሱስ መልስ አልሰጠውም። ስለዚህ ፒላሞስ ለእርሱ ይላል፤ ለእኔ  
 አትናገርም; አንተን ልሰቅልህ ሥልጣን እንዳለኝ እና አንተን ላሰናብትህ  
 ሥልጣን እንዳለኝ አታውቅም; ኢየሱስ መለሰ፤ በላዬ ምንም ሥልጣን  
 አልነበረህም፤ ከላይ ለአንተ ተሰጥቶ ካልነበረ፤ በዚህ ምክንያት እኔን  
 ለአንተ የሚያስረክበው ትልቅ ኃጢአት አለው። ከዚህ ጳምሮ ፒላሞስ  
 እርሱን ለመልቀቅ ፈለገ፤ እነርሱ ግን አይሁዳውያን ጮኹ እያሉ፤ ይህን  
 ከለቀቅከው፣ የቄሳር ወዳጅ አይደለህም። ራሱን ንጉስ የሚያደርግ ሁሉ  
 ለቄሳር ይቃወማል። ስለዚህ ፒላሞስ ይህን ቃል ሰምቶ ኢየሱስን ወደ  
 ውጭ አመጣ፤ እና በድንጋያዊ ፈርሽ የሚባል ቦታ በመድረክ ላይ  
 ተቀመጠ፤ በዕብራይስጥ ግን ገባታ። ነበረ እንደሆነ የፋሲካ ዝግጅት፤  
 ሰዓቱም እንደ ስድስተኛ ነበረ፤ እና ለአይሁድ ይላል፤ ተመልከቱ የእናንተ  
 ንጉሥ። እነርሱ ግን ጮኹ፣ አንሣ አንሣ፣ አስቀንጥረው። ፲ላሞስ  
 ይላቸዋል፤ ንጉሠክሙ እሰቅለው፣ ካህናተ ሊቃናት መለሱ፣ ቄሣር ካልእ  
 ንጉሥ አይኖረንም። ከዚያ እንግዲህ አስረክበው ለእነርሱ እንዲሰቀል።

ኢየሱስን ተቀበሉ እና አመጡ፤ እርሱም መስቀሉን እየተሸከመ ወደ የራስ ቅል ቦታ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ወጣ፤ ይህም በዕብራይስጥ ጎልጎታ ይባላል። ጎበ ሰቀልም፡ ወምስሌሁ ካልኣን ክልኤቱ እምዝየ ወእምዝየ፡ መንፈቀ ግን ኢየሱስ። ፒላሞስ ርዕስ ጻፈ እና በመስቀሉ ላይ አኖረው፤ የተጻፈው ደግሞ ኢየሱስ ናዝሬዊ የአይሁድ ንጉሥ ነበር። ይህን ርዕስ ስለዚህ ብዙዎች አይሁዶች አነበቡ፤ ምክንያቱም ኢየሱስ የተሰቀለበት ቦታ ከከተማው ቅርብ ነበረ፤ እናም በዕብራይስጥ፣ በግሪክኛ፣ በሮማይስጥ ተጽፎ ነበረ። ስለዚህ የአይሁድ ካህናት አለቆች ለጲላሞስ እያሉ ነበር፤ የአይሁድ ንጉሥ አትጻፍ፣ ግን ያ ሰው የአይሁድ ንጉሥ እኔ ነኝ አለ ብለህ ጻፍ። ጲላሞስ፡ መለሰ፡ ዘጸሐፍቱ፡ ጸሐፍቱ ።

ስለዚህ ወታደሮቹ ኢየሱስን ሲሰቅሉት የእርሱን ልብሶቹ ወስደው አራት ክፍሎች አደረጉ፤ ለእያንዳንዱ ወታደር አንድ ክፍል፣ እና ቀሚሱንም። ቀሚሱ ግን ስፊት የሌለው፣ ከላይ ጀምሮ በሙሉ የተሸመነ ነበረ። አሉ እንግዲህ እርስ በርሳቸው፣ አንቀደድ አሱን፣ ነገር ግን እንጣል ስለ አሱ የማን ይሆናል፣ እንዲሁም ጽሑፍ ተፈጸም ያለቸው፣ ከፊሉ ልብሶቹን ለራሳቸው፣ እና በላይ ልብሴ ጣሉ ዕጣ።

እነዚያ ወታደሮች እንግዲህ እነዚህን አደረጉ። ቆመው ነበር ግን በኢየሱስ መስቀል ዘንድ እናቱ እና የእናቱ አህት፣ የከሎፓ ማርያ እና መግደላዊት ማርያ። ኢየሱስ እንግዲህ እናቱን እና የወደደውን ደቀ መዝሙር ቆሞ ባየ፣ ለእናቱ ይላል፣ ሴትዮ፣ ርክይ ወልድሽ። ከዚያ ለደቀ መዝሙሩ ይላል፣ እነሆ እናትህ። እና ከዚያ ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ እሷን ወደ ቤቱ ወሰዳት። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ሁሉ ቀድሞውኑ ተጠናቅቋል ብሎ ያወቀ፣ መጻሕፍት እንዲፈጸም፣ እጠማለሁ ይላል። ስለዚህ የኮምጣጤ ዕቃ ሙሉ ተኝቶ ነበረ፤ እነርሱም ስፕንጅ በኮምጣጤ አሟልተው በዙፋ አድርገው ለአፉ አቀረቡ። ስለዚህ ኢየሱስ ጎምሩን ሲወስድ ተፈጽሟል አለ፣ እና ራሱን አደገደገ መንፈሱን አስረከበ።

እነዚያ አይሁድ ስለዚህ፣ አካላቱ በመስቀሉ ላይ በሰንበቱ እንዳይቀመጡ፣ ዝግጁት ስለነበረ፣ የዚያ ሰንበት ቀን ታላቅ ስለነበረ፣

እግሮቻቸው እንዲሰበሩና እንዲወሰዱ ጳላጦስን ጠየቁ። ወታደሮቹ መጡ እንግዲህ፤ እና የመጀመሪያውን እግሮቹ ሰበሩ እና ከእርሱ ጋር የተሰቀለውን ሌላውን እግሮቹ ሰበሩ። ወደ ኢየሱስ ግን መጥተው ቀድሞውኑ ሞቶ እንደ አዩት እግሮቹን አልሰበሩም። ግን አንድ ከ መኮንኖቹ በጦር የእሱን ጎን ወገ፣ እና ወዲያውኑ ደም እና ውሃ ወጣ። እና ያየው አመሰከረ ፣ እና ምስክርነቱ እውነተኛ ነው ፣ እናም እርሱ እውነተኛ እንደሚል ያውቃል ፣ እንዲሁ እናንተም እንድታምኑ ። ይህ ሆነ ለእነዚህ፤ ጽሑፉ እንዲፈጸም፣ የእርሱ አጥንት አይሰበርም። እና እንደገና ሌላ መጽሐፍ ይላል፣ ያያሉ ወደ እርሱ ዘአወጉ።

ከዚህ በኋላ ዮሴፍ ዘአርማትያ፣ ዘሀሎ ደቀ መዝሙር ዘኢየሱስ፣ ዘተጎብአ በፍርሃተ አይሁድ፣ ጠየቀ ለጳላጦስ ከመ ያንሥኦ ሥጋሁ ለኢየሱስ፤ ወአፈቀደ ጳላጦስ። መጽኦ እንከ ወነሥኦ ሥጋሁ ለኢየሱስ። መጣ ግን ኒቆዴሞስ እሱ ወደ እየሱስ ሌሊት በመጀመሪያ የመጣው፣ የእጣን እና የዕጣን ድብልቅ እንደ መቶ ሊጥራስ ይዞ። ወሰዱ እንከ ሥጋ የኢየሱስ እና አሰሩት በመልሀቅ ጨርቃጨርቅ ከመዓዛ ጋር፣ እንደ አይሁድ ልማድ ለመቅበር። ነበረ ግን በዚያ ቦታ የተሰቀለበት የአትክልት ቦታ፣ እና በዚያ የአትክልት ቦታ ውስጥ አዲስ መቃብር ነበረ፣ በዚያም ውስጥ እስካሁን ማንም አልተቀመጠም። እዚያ ስለዚህ በአይሁድ ዝግጅት ምክንያት፣ መቃብሩ ቅርብ ስለነበረ፣ ኢየሱስን አኖሩት።

20

በአንዱ የሰንበታት ማርያም መግደላዊት ጠዋት ጨለማ ገና እያለ ወደ መቃብር ትመጣለች፣ እና ድንጋዩ ከመቃብር የተወሰደ ታያለች። ስለዚህ ትሮጣለች እና ወደ ስምዖን ጴጥሮስ እና ወደ ኢየሱስ የወደደው ሌላ ደቀ መዝሙር ትመጣለች፣ እና ላቸው ትላለች፣ ጌታን ከመቃብር አነሱት፣ እና የት እንዳኖሩት አናውቅም። ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር ወጡ እንግዲህ ወደ መቃብሩ እየመጡ ነበር። ሁለቱም አብረው ደሮጡ ነበር፣ ሌላው ደቀ መዝሙር ግን ከጴጥሮስ በፍጥነት አስቀድሞ ሮጦ መጀመሪያ ወደ መቃብር መጣ። እና ወደ ታቸ ደፍቶ ተመልክቶ የተጣሉትን የተልባ ልብሶቹ ይመለከታል፣ ግን አልገባም።

ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ እየተከተለው ይመጣል፤ እና ወደ መቃብሩ ገባ እና የተላ ልብሶቹ ተኝተው ሲሆኑ አየ። እና የፊት ልብሱ፣ በራሱ ላይ የነበረው፣ ከተልባ ልብሶቹ ጋር ተኝቶ አልነበረም፣ ግን ተለይቶ ወደ አንድ ቦታ ተጠቅልሎ ነበር። ከዚያ እንግዲህ ሌላው ደቀ መዝሙር መጀመሪያ ወደ መቃብሩ የመጣው ገባ፣ አየና አመነ። ገና አያውቁም ነበር፤ ምክንያቱም እሱ ከሙታን መነሳት እንዳለበት የጽሑፉን አላወቀም። እንግዲህ ደቀ መዝሙርቱ እንደገና ወደ እነርሳቸው ሄዱ። ማርያም ግን ውጭ በመቃብሩ ዘንድ ቆማ እያለቀሰች ነበረች። እንደ ትበክያለች ስለዚህ፣ ወደ መቃብሩ ተደፋች እና ሁለት መልእክተኞች በነጭ ተቀምጠው ታያለች፣ አንዱ ወደ ራሱ እና አንዱ ወደ አግሮቹ፣ ኢየሱስ ሰውነት የተኛበት። እና እነዚያ ይላሉ ይህች ሴት ምን ታለቅሳለሽ ትላለች እነርሱን ምክንያቱም አግዚአብሔራን አነሱ እና የት እንዳስቀመጡት አላውቅም። እና እነዚህን ብላ ወደ ኋላ ተመለሰች፣ እና ኢየሱስን ቆሞ ታደው፣ እና ኢየሱስ እንደሆነ አላወቀችም። ኢየሱስ ይህን ይላታል፣ ሴት፣ ምን ታለቅሳለሽ? ማንን ትፈልገላለሽ? ያ ከትክልተኛው ነው ብላ እየመሰላት፣ ለእርሱ ትላለች፤ ጌታ፣ አንተ ከሆነ ወስደሃል እርሱን፣ የት እንዳስቀመጥክው ንገረኝ፣ እና እኔ እርሱን እነሳለሁ። ኢየሱስ ይህን ይላታል፣ ማርያም። ያ ዘራ ለእርሱ ይላል፣ ራብኒ የሚባለው፣ መምህር። ኢየሱስ እንዲህ ይላታል፣ ከትንኪኝ፣ ገና ወደ አባቴ ስላልወጣሁ፣ ግን ወደ ወንድሞቼ ሂጂ እና ንገሪያቸው፣ ወደ አባቴ እና አባታችሁ፣ እንዲሁም ወደ አምላኬ እና አምላካችሁ አወጣለሁ። ማርያም ማግዳላዊት ለደቀ መዝሙርት ትመጣ ግድታን እንደተዋት እያሳወቀች፣ እና እነዚህን ነገሮች ለእርሷ እንዳላለት።

ስለዚህ ምሽት በመሆኑ በዚያ ቀን በአንድ ሰንበት፣ እና በሮቹ በተዘገቡት ቦታ ደቀ መዝሙርት በአይሁድ ፍርሃት ምክንያት ተሰብስበው ነበሩ፣ ኢየሱስ መጣ እና በመካከላቸው ቆመ፣ እና ሰላም ለእናንተ አላቸው። እና ይህን ተናግሮ፣ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸው። ስለዚህ ደቀ መዝሙርቱ ጌታን ባዩ ጊዜ ተደሰቱ። ተናገረ እንግዲህ ሎሙ አግዚአ ኢየሱስ ደግሞ፣ ሰላም ለክሙ። እንዘ ፈነወረ ከብ፣ አነረ እጄ ከሙ። ወዝንቱ፣ ብሂሎ፣ ነፍጎ፣ ወይብል፣ ሎሙ፣ ንሡ፣ መንፈስ፣ ቅዱስ። የእንዳንድን

ኃጢአቶች ብትተዋላቸው፤ ይተዋሉላቸው፤ የአንዳንድን ብትይዙ፤ ተይዘዋል።

ቶማስ ግን አንድ ከ 0ሥራ ሁለቱ፤ መንታ የሚባለው፤ ኢየሱስ ሲመጣ ከእነርሱ ጋር አልነበረም። ስለዚህ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ለእርሱ፤ እግዚአብሔርን አይተናል አሉት። እርሱ ግን ላቸው፤ በአጃቹ የሚሰማሮቹን ምልክት ካላየሁ፤ እና ጣቴን ወደ የሚሰማሮቹ ምልክት ካላስገባሁ፤ እና አጄን ወደ ጎኑ ካላስገባሁ፤ በፍፁም አላምንም አላቸው። እናም ከስምንት ቀናት በኋላ እንደገና ደቀ መዛሙርቱ ውስጥ ነበሩ እና ቶማስ ከእነርሱ ጋር። ኢየሱስ በሮቹ ተዘግተው እያሉ መጣ፤ እና በመካከላቸው ቆመ እና አለ፤ ሰላም ለእናንተ። ከዚያ ለቶማስ እንዲህ አለው፤ ጣትህን እዚህ አምጣና አጃቹን ተመልከት፤ አጅህንም አምጥቶ ወደ ጎኔ አስገባ፤ የማያምን አትሁን፤ ነገር ግን አማኝ ሁን። ወመለሠ፡ ቶማስ፡ወይቤሎ፡እግዚአኖ፡ወአምላኪዩ። ኢየሱስ ይላል ለእርሱ፤ ምክንያቱም ርኢከኒ አመንከ፤ ብፁዓን እነዚያ ሳይሩ የአመኑ።

ብዙ ምልክቶች እየሱስ በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ፤ እነዚህም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አልተጻፉም። እነዚህ ነገሮች ግን ተጽፎአል እንዲያምኑ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፤ እናም በማመን በስሙ ሐይወት እንዲኖራቸው።

21

ከዚህ በኋላ ኢየሱስ እራሱን እንደገና ለደቀ መዛሙርቱ በጢቤርያዶስ ባሕር ላይ አሳየ፤ እንደዚህም አሳየ። ስምዖን ጴጥሮስ፤ ተዕይንት የሚባለው ቶማስ፤ ከገሊላ ቀናዓ የመጣው ናተናኤል፤ የዘብዳምስ ልጆች፤ እና ሌሎች ሁለት ከደቀ መዛሙርቱ አንድ ላይ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ይላቸዋል፤ ዓሣ ለማጥመድ እሄዳለሁ። ይሉታል፤ አኛም ከአንተ ጋር እንመጣለን። ወጡ እና ወዲያውኑ ወደ መርከቡ ተሳፈሩ፤ እና በዚያ ሌሊት ምንም አላዙም። ጠዋት ቀድሞውኑ ሲደርስ ኢየሱስ በዳርቻው ላይ ቆመ፤ ግን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ እንደሆነ አላወቁም። ኢየሱስ ስለዚህ ላቸው ይላል፤ ልጆቹ፤ ዓሣ አትይዙምን? ለእርሱ መለሱ፤

አይ። ሆኖም እርሱ ለእነርሱ አለ። መረቡን ወደ መርከቡ የቀኝ ክፍል ጣሉ፤ እና ታገኛላቸው። ስለዚህ ጣሉ፤ እና ከዓሣው ብዛት የተነሣ መረቡን ለመጎተት ከእንግዲህ ይቸሉ አልነበረም። ይላል እንግዲህ ውስቱ ደቀ መዝሙር ዘወደደ ኢየሱስ ለጴጥሮስ፡ እግዚአውሔ፡ ስምዖን እንግዲህ ጴጥሮስ ሰሚዑ ከመ እግዚአውሔ፡ ዘልብስ ውጫዊ አጠቀ፡ እስመ ዕሩይ ነበረ፡ ወወደዓ ርእሶ ውስተ ባሕር። እነሆም ሌሎቹ ደቀ መዝሙርት በመርከቡ መጡ፤ ከምድሪቱ ርቀው ስላልነበሩ፤ ነገር ግን እንደ ከሁለት መቶ አጥፋት፤ የዓሣዎቹን መረብ እየጎተቱ። ስለዚህ ወደ ምድር ሲወርዱ፤ የደመራ አሳት የተኖረ እና ዓሣ የተደረገበት እና ዳቦ ያዩ። ኢየሱስ ይላቸዋል፤ አሁን ከያዛችሁት ዓሣዎች አምጡ። ስምዖን ጴጥሮስ ወጣ እናም መረቡን ወደ ምድር ጎተተ፤ በዓባይቲ ዓሣ ሙሉ፤ መቶ ሃምሳ ሦስት፤ እናም እንዲህ ብዙሐት ሲሆኑ መረቡ አልተቀደደም። ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፤ ንዑ ቁርስ ብሉ። ከደቀ መዝሙርት ውስጥ አንድም ሰው አንተ ማን ነህ ብሎ እርሱን ለመጠየቅ አልደፈረም፤ ጌታ እንደሆነ ስለሚያውቁ። ስለዚህ ኢየሱስ መጥቶ ዳቦውን ወስዶ ለእነርሱ ሰጣቸው፤ እና ዓሣውንም በተመሳሳይ። ይህ አስቀድሞ ሦስተኛ ጊዜ ነበር እየሱስ ለደቀ መዝሙርቱ የተገለጠው ከሙታን ከተነሣ በኋላ።

ስለዚህ ጊዜ ተቁረሱ፤ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ ይላል፤ ስምዖን የኖና፤ እነዚህን ደበልጥ ትወደኛለህ? ለእርሱ ይላል፤ አዎ፤ ጌታ፤ አንተ አወድህ እንደምል ታውቃለህ። ለእርሱ ይላል፤ የእኔን በጎቸ ልጆቹ ግዛ። ይላል ለእርሱ እንደገና ሁለተኛ፤ ስምዖን የኖናስ፤ ታፈቅረኛለህ፤ ይላል ለእርሱ፤ አዎ፤ ጌታ፤ አንተ ታውቃለህ እንደምወድህ። ይላል ለእርሱ፤ ጠብቅ በጎቹን። ደቤሎ ሦስተኛ ስምዖን ኖና ትፈቅደኒሁ። ተሐዘነ ጴጥሮስ እስመ ደቤሎ ሦስተኛ ትፈቅደኒሁ። ወደቤሎ እግዚአውሔ አንተ ኩሎ ታአምር አንተ ታአምር እስመ እፈቅደክ። ደቤሎ ኢየሱስ ሰብክ አባግዕዩ። አሜን አሜን አላለሁ ለአንተ፤ መቼ ወጣት ነበርክ፤ ራስህን ታጠቅ እና የት እንደፈለግክ ተመላለስክ፤ መቼ ግን ትረገፍ፤ አጆቹህን ትዘረጋለህ፤ እና ሌላ አንተን ያጠቅ፤ እና የት እንደማትፈልግ ያመጣል። ይህን ግን አለ፤ በምን ዓይነት ሞት አምላክን እንደሚያከብር አያመለከተ። እና ይህን ብሎ፤ ተከተለኝ አለው። ጴጥሮስ ተመልሶ ያያል የኢየሱስ

የሚወዷቸውን ደቀ መዝሙር እየተከተለ፣ እርሱም በድግሱ ላይ በደረቱ ተደግፎ ጌታ፣ አንተን የሚያሳልመው ማን ነው? ብሎ የነበረው። ይህን አይቶ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ይላል፣ ጌታ፣ ይህ ግን ምን? ኢየሱስ ለእርሱ እንዲህ አለው፣ እኔ እስከ እመጣ ድረስ እርሱ እንዲቆይ ብሏል፣ ለአንተ ምን ነው? አንተ ተከተለኝ። ስለዚህ ይህ ቃል ወደ ወንድሞቻቸው ወጣ፣ ያ ደቀ መዝሙር አይሞትም ብለው። እና ኢየሱስ ለእርሱ አይሞትም ብሎ አልተናገረም፤ ነገር ግን እኔ እስከመጣ ድረስ እርሱ እንዲቆይ ብሏል፣ ለአንተ ምን ይመለከትሃል።

ይህ ስለ እነዚህ የሚመሰክርና እነዚህን ያፃፈው ደቀ መዝሙር ነው፣ እናም የእርሱ ምስክርነት እውነተኛ መሆኑን እናውቃለን። ይኸውም ብዙ ሌሎች ነገሮች አሉ እነዚያም ኢየሱስ ያደረጋቸው፣ እነዚያም አንድ በአንድ ቢጻፉ፣ ዓለሙ እንኳን የሚጻፉትን መጻሕፍት ሊይዝ እንደማይችል እገምታለሁ። አሜን።

# ኦሪት ዘፍጥረት

1

በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ምድር ግን የማይታይ እና ያልተዋቀረች ነበረች፤ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፤ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውሃው ላይ ይሸከም ነበረ። እናም እግዚአብሔር አለ፡ ብርሃን ይሁን፤ ብርሃንም ሆነ። ወርኅ እግዚአብሔር ለብርሃን ከመ ሠናይ ውክቱ፤ ወፈለጠ እግዚአብሔር በማእከለ ብርሃን ወበማእከለ ጽልመት። ወጸውዐ፡ እግዚአብሔር፡ ለብርሃን፡ ዕለተ፡ ወለጽልመት፡ ጸውዐ፡ ሌሊተ። ወኮነ፡ ምሴተ፡ ወኮነ፡ ጽባሐ፡ ዕለተ፡ ከሐቲ።

ወይቤ እግዚአብሔር፡ ደኩን ጠፈር በማእከለ ማይ፤ ወደኩን የፈላጊዎ በመካከለ ማይ ወማይ፤ ወኮነ ከማሁ። ወገብረ እግዚአብሔር ዘጠፈረ፡ ወፈለገ እግዚአብሔር በማእከለ ማይ ዘሀሎ ታሕተ ዘጠፈረ፡ ወበማእከለ ማይ ዘሀሎ ላዕለ ዘጠፈረ። ወጸውዐ፡ እግዚአብሔር፡ ለውክቱ፡ ጸንዐ፡ ሰማየ፡ ወርኅየ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ሠናይ፡ ወኮነ፡ ሰርከ፡ ወኮነ፡ ጽባሐ፡ ዕለተ፡ ካልኦት።

እና እግዚአብሔር አለ፡ ከሰማይ በታች ያለው ውኃ ወደ አንድ ስብስብ ይሰበሰብ፡ እና ደረቅ ይታይ፡ እና እንደዚህ ሆነ፤ እና ከሰማይ በታች ያለው ውኃ ወደ ስብስቦቻቸው ተሰበሰበ፤ እና ደረቅ ታየ። ወጠራ እግዚአብሔር ለደረቀ ምድር፤ ወለስብስባተ ማያት ጠራ ባሕራት፤ ወርኅየ እግዚአብሔር ከመ ሠናይ። እና እግዚአብሔር አለ፡ ምድር ዕፅ ሣር ትብቀል፤ ዘር እንደ ዘሩ እና እንደ ተመሳሳይነቱ ዘርቶ፤ እና ፍሬ ያፈራ ዘፍ ፍሬ የሚያደርግ፤ ዘሩ በእርሱ እንደ ዘሩ በምድር ላይ፤ እና እንደዚህ ሆነ። እና ምድር አወጣች የሣር አፀዋትን፤ እንደ ዘሩ እና እንደ ተመሳሳይነቱ ዘር የሚዘራ፤ እና ፍሬ የሚያፈራ ዘፍን፤ ዘሩ በውስጡ ያለው እንደ ዘሩ በምድር ላይ፤ እና እግዚአብሔር አየው መልካም መሆኑን። ወሆነ ምሴት፤ ወሆነ ጽባሐ፤ ዕለተ ሣልስት።

ወደቤ፡እግዚአብሔር፡ደኩኑ፡ብርሃናት፡በጠፈረ፡ሰማይ፡ለብርሃን፡  
ለዕለ፡ምድር፡ለምፍራቅ፡በመካከለ፡መዓልት፡ወበመካከለ፡ሌሊት፡ወደኩኑ፡  
ለተአምራት፡ወለጊዜያት፡ወለመዓልታት፡ወለዓመታት፡። ወደኩኑ ብርሃናት  
በውስተ ጸፍሖ ዘሰማይ ከመያብርሁ ላዕለ ምድር ወኮነ ከማሁ እና  
እግዚአብሔር ሁለቱን ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ፡ ታላቁን ብርሃን የቀኑን  
መሪነት ለማድረግ፡ እና ታናሹን ብርሃን የሌሊቱን መሪነት ለማድረግ፡ እና  
ከዋክብትንም አደረገ፡። ወአኖራቸው እግዚአብሔር በጠፈረ ሰማይ  
ውስጥ፡ ሆነ ያበራ በምድር ላይ፡። ወለመግዛት፡ዘመዓልት፡ወዘሌሊት፡  
ወለመለየት፡በመካከለ፡ብርሃን፡ወበመካከለ፡ጸልመት፡ወርእዮ፡  
እግዚአብሔር፡ከመ፡ሠናይ፡። ወሆነ፡ምሴት፡ወሆነ፡ጽባሕ፡መዓልት፡  
ራብዕት፡።

እና እግዚአብሔር አለ፡ ውኞቹ ሕያዋን ነፍሳት ተሳቢያንን ያወጡ፤  
እና ወፎቹ በምድር ላይ በሰማይ ጠፈር እንደ ደበሩ፤ እና እንደዚህ ሆነ፡።  
እና እግዚአብሔር ታላላቅ የውቅያኖስ ፍጥረታትን አደረገ፡ እና ውሆቹ  
ያወጧቸውን በዓይነቶቻቸው ሁሉንም የተሳቢ እንስሳት ነፍስ፡ እና በዘሩ  
ሁሉንም ከንፋማ ወፍ፡ እና እግዚአብሔር መልካም መሆናቸውን አየ፡።  
ወባረኮሙ፡እግዚአብሔር፡እንዘ፡ደብል፡ብዝኑ፡ወተባዝኑ፡ወመልአዋ፡  
ማያተ፡በአባሕር፡ወአዕዋፍኒ፡ደትባዝኑ፡ዲብ፡ምድር፡። ወሆነ ምሴት፤  
ወሆነ ጽባሕ፡ ዕለት ጎምስት፡።

እና እግዚአብሔር አለ፡ ምድር ነፍስ ሕያዋንን እንደ ዘሩ ታውጣ፡  
አራት እግረኞቹን፡ እና ተሳቢዎቹን፡ እና የምድርን አውሬዎቹ እንደ ዘሩ፤  
እና እንደዚህ ሆነ፡። ወገበረ እግዚአብሔር አራዊተ ምድር በዘመዶን፡  
ወእንስሳ በዘመዶን፡ ወኩሎሙ ተሳቢያን ምድር በዘመዶን፡ ወርእዮ  
እግዚአብሔር ከመ ሠናይ፡።

እና እግዚአብሔር አለ፡ እንስራ ሰውን በምስላቸን እና  
በመምስላቸን፡ እና ደግሞ የባሕር ዓሣትን፡ እና የሰማይ ወፎቹን፡ እና  
እንስሳትን፡ እና ምድርን ሁሉ፡ እና በምድር ላይ የሚሳቡትን ተሳቢዎቹ  
ሁሉ፡። ወገበረ እግዚአብሔር ዘሰብኦ በመልክቱ፤ በመልክ እግዚአብሔር  
ገበሮ፤ ተባዕተ ወአንስተ ገበሮሙ፡። ወባረኮሙ፡እግዚአብሔር፡እንዘ፡

ደብል፡ብዝተ፡ወተባዝተ፡ወመልአዎ፡ምድረ፡ወግዘአዎ፡ኪያሃ፡ወግዘኡ፡  
አዕዋፈ፡ባሕር፡ወአዕዋፈ፡ሰማይ፡ወኩሎሙ፡እንስሳ፡ወኩላ፡ምድር፡  
ወኩሎሙ፡ዘይትሐወስ፡ዘሀለዉ፡ዘይትሐወሱ፡ላዕለ፡ምድር፡፡ ወደቤ  
እግዚአብሔር፡ ናሁ ወሀብኩከሙ ኩሎ ሣዕሪ ዘይዘራእ ዘይዘርእ ዘርክ፡  
ዘሀሎ ላዕለ ኩሎ ምድር፡ ወኩሎ ዕፀ ዘበ ውስቴቴ ፍሬ ዘርእ ዘይዘራእ፡  
ለክሙ ደኩን ለመብልዕ፡፡ ወለኩሎ አራዊተ ምድር፡ ወለኩሎ አዕዋፈ  
ሰማይ፡ ወለኩሎ ዘይትሐወስ ዲበ ምድር፡ ዘይኩኖ ውስቴቴ ነፍስ  
ሕይወት፡ ወኩሎ ሣዕሪ ለዐ ውስተ መብልዕ፡ ወኮነ ከማሁ፡፡ ወርእዮ፡  
እግዚአብሔር፡ ኩሎ፡ ዘገብረ፡ ወናሁ፡ ሠናይ፡ ጥቀ፡፡ ወኮነ፡ ምሴት፡  
ወኮነ፡ ጽባሕ፡ መዓልት፡ ሳኗስት፡፡

2

እና ሰማይና ምድር ተፈጸሙ፣ እንዲሁም ሁሉ ዓለማቸው፡፡

ወአጠናቀቀ እግዚአብሔር በሳኗስት ዕለት ሥራዎቹን ዘአደረገ፣  
ወአረፈ በሰባተኛ ዕለት ከሁሉ ሥራዎቹ ዘአደረገ፡፡ እና እግዚአብሔር  
ባረከ ቀነ ሰባተ፣ እና አቀደሰ ውስቴታ፣ ስለ በ ውስቴታ አረፈ ከ ኩሎ  
ግብሩ ዘ ጀመረ እግዚአብሔር ለግበር፡፡

ይህ የሰማይና የምድር ፍጥረት መጽሐፍ ነው፣ በዚያ ቀን  
እግዚአብሔር አምላክ ሰማይንና ምድርን ሲፈጥር፡፡ ወኩሎ  
ለሐመልማለ ገዳም ቅድመ ኮኖ ላዕለ ምድር፣ ወኩሎ ሣዕሪ ገዳም  
ቅድመ ብቅዕ፣ እስመ አኮ አዘነመ እግዚአብሔር ላዕለ ምድር፣ ወሰብእ  
አልቦ ከመ ደግበራ፡፡ ምንጭ ግን ከምድር ደወጣ ነበር፣ እና የምድርን  
ፊት ሁሉ ያጠጣ ነበር፡፡ ወፈጠረ እግዚአብሔር ሰውን አፈር ከምድር፣  
ወነፈሰ ወስተ ገጹ እስትንፋሰ ሕይወት፣ ወኮነ ሰው ነፍሰ ሕያው፡፡

እና እግዚአብሔር ገነትን በኤዴም በምስራቅ ተከለ፣ እና እዚያ ያን  
ሰውየውን ዘፈጠረ አኖረ፡፡ እግዚአብሔር ከምድር ለእይታ ቆንጆ እና  
ለመብል ጥሩ የሆነ ሁሉንም ዛፍ አበቀለ፣ የሕይወት ዛፍም በገነት  
መካከል፣ እንዲሁም ጥሩንና ክፉን የማወቅ ዛፍ አበቀለ፡፡ ወንዝ ግን

ከኤደም ደወጣል ገነቱን ለማጠጣት፣ ከዚያም ወደ አራት ጅማሮቹ ይከፈላል። ስም ለአንድ ፊሶን፣ ይህ የሚዘር ሁሉን የሀዋላት ምድር፣ እዚያ ወርቅ ያለበት። ወርቁ ደግሞ የዚያ ምድር ጥሩ ነው። እና እዚያ አንጸባራቂ አለ፣ እና አረንጓዴ ድንጋይም አለ። ወስም ለወንዝ ሁለተኛ ጊሆን፤ ዝንቱ ዘየዋህ ኩሎ ምድረ ኢትዮጵያ። ወወንዝ፡ሣልስ፡ትግሪስ፡ ዝንቱ፡ዘየሐውር፡ቅድመ፡አሶሪያውያን፡ወወንዝ፡ራብዕ፡ኤፍራ፡ጥስ። ወነሥኦ እግዚአብሔር አምላክ ለሰብእ ዘፈጠሮ፣ ወአንበሮ ውስተ ገነት ዘሥርገው፣ ከመ ደግበር ወደዕቀብ። እና እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም አዘዘው እንዲህ ብሎ፡ ከገነት ውስጥ ካሉት ሁሉ ዘፎቹ በመብላት ትበላለህ። ነገር ግን ከመልካምና ክፉን የማወቅ ዘፍ አትብሉ፤ ምክንያቱም ከእሱ የምትበሉበት ቀን በሞት ትሞታላችሁ።

ወደቤ እግዚአብሔር አምላክ፡ አኮ ሠናይ ከመ ደኩን ብእሲ ባሕቲቲ፤ ንግበር ሎቱ መርዳኢ በከመ ውእቲ። እናም እግዚአብሔር ገና ከምድር ሁሉን የሜዳ አራዊት እና ሁሉን የሰማይ ወፎቹ አፈጠረ፤ እናም እነርሱን ወደ አዳም አመጣ፤ ምን እንደሚጠራቸው ለማየት፤ እናም አዳም ሕያው ነፍስ ብሎ የጠራው ሁሉ፣ ይህ ስሙ ነው። ወጸውዐ አዳም አስማተ ለኩሉ እንስሳ ወለኩሉ አዕዋፍ ዘሰማይ ወለኩሉ አራዊት ዘገዳም። ወለአዳም ኢተረክበ መሓዘ ዘይመስሎ። እናም እግዚአብሔር ግርምትን በአዳም ላይ አደረገ፣ እና አንቀላፋ፡ እና ከጎኖቹ አንዱን ወሰደ፣ እና በምትኩ ሥጋን ሞላ። ወሠራ እግዚአብሔር ኃነ ዘነሥኦ እምአዳም ብእሲተ፤ ወአምጽካ ኅቤሁ። ወአለ፡ አዳም፡ ይህች፡ አሁን፡ አጥንት፡ ከአጥንቶቹ፡ ወሥጋ፡ ከሥጋዬ፡ ናት። ይህች፡ ሴት፡ ትባላለች፡ እስመ፡ ከሰውየዋ፡ ተወሰዷች። በዚህ ምክንያት ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል፣ እና ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ሁለቱም ዕራቃቅ ነበሩ፣ አዳምና ሚስቱ፣ እና አልተፈረም።

3

እርሱ ግን እባቡ ከሁሉ በምድር ላይ ከሚገኙ አራዊት ደልቅ በጣም ጥበበኛ ነበረ፣ እነዚህም ጌታ አምላክ ያደረጋቸው ናቸው። እባቡም ለሴቲቱ አለ፣ ምን ምክንያት አምላክ ከገነት ዘፎቹ ሁሉ አትብሉ አለ?

ወአመረ፡ ብአሲት፡ ለአባብ፡ አምነ፡ ፍሬ፡ ዘዕፀው፡ ዘገነት፡ ንበልዕ፡ ግን ከዛፍ ፍሬ፡ ደህም በገነት መካከል ያለው፡ እግዚአብሔር አለ፡ ከእርሱ አትብሉ፡ ወደም አትንኩት፡ እንዳትሙቱ፡ ወአመረ፡ አብ፡ ለብአሲት፡ አይ፡ በሞት፡ ትመውቱ፡ አምላክ ያወቀው ነበር፤ ምክንያቱም በትኛውም ቀን ከእርሱ ስትብሉ፡ የእናንተ አይኖቹ ይከፈታሉ፡ እና እንደ አማልክት ትሆናላችሁ፡ መልካምንና ክፉን እያወቃችሁ፡ ወርአዮት፡ ይአቲ፡ ብአሲት፡ እስመ፡ ሠናይ፡ ይአቲ፡ ዕፅ፡ ለመብልዕ፡ ወእስመ፡ ሥምረት፡ ለአዕይንት፡ ለርአዮት፡ ወሠናይት፡ ይአቲ፡ ለለበው፡ ወነሢክ፡ አምፍሬሁ፡ በልዕት፡ ወወሀበት፡ ለብአሲሃ፡ ዘምስሌሃ፡ ወበልዕ፡ እና የሁለቱ አይኖቹ ተከፈቱ፤ እና ዕራቃን መሆናቸውን ያወቁ፤ እና የበለስ ዛፍ ቅጠሎቹን ሰፏ፡ እና ለራሳቸው ቀበቶዎቹን አደረጉ፡፡ ወሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ እንዘ ይሄድ፡ በገነት በምሽት፤ ወተሰወሩ አዳምሂ ወብአሲቱ አምገጸ እግዚአብሔር አምላክ በማእከለ ዕፀ ገነት፡ ወጠራ እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም፡ ወደቤሎ፡ አዳም የት ኢኻ፤ ወደቤሎ፡ ቃለክ፡ ሰማዕኩ፡ እንዘ፡ ትሄሊ፡ ውስተ፡ ገነት፡ ወፈራህኩ፡ እስመ፡ ዕራቁ፡ አነ፡ ወተጎባክኩ፡ ወደቤሎ እግዚአብሔር፡ መኑ አንበበክ ከመ ዕራቁ አንተ፡ ዘእንበለ እምውስተ ዕፀ ዘአዘዝኩክ ዝንቱ ባሕቲቱ ኢትብላዕ፡ እምኔሁ በላዕክ፡ ወደቤ አዳም፡ ብአሲት አንተ ወሀብከኒ ምስሌዮ፡ ይአቲ ሊተ ወሀበት እምነ ዕፀ፡ ወበላዕኩ፡ እናም እግዚአብሔር ግድታ ለሴትየሞ አለ፡ ደህን ምን አደረግሽ? እናም ሴትየሞ አለች፡ አባቡ አታለላኝ፡ እናም በላሁ፡፡

ወደቤ እግዚአብሔር አምላክ ለአባብ፡ ስለ ዘገበርክ ዘንተ፡ ርጉም አንተ እምኩሉ እንስሳ ወእምኩሉ አራዊት ዘላዕለ ምድር፤ በደረተክ ወበከርሥክ ትሖር፤ ወምድረ ትበልዕ ኩሎ መሞዕለ ሕይወተክ፡ እና ጠላትነትን አደርጋለሁ በመካከልህ እና በሴቲቱ መካከል፤ እንዲሁም በዘርህ መካከል እና በዘፍ መካከል፤ እርሱ ራስህን ደጠብቃል፤ እና አንተ ተረከዙን ትጠብቃለህ፡፡ ወለ ሰብአት አመረ፡ አብዝሃ አብዝሃ ሐዘንኪ ወአንኪርኪ፡ በሐዘን ትወልዲ ውሉዲ፡ ወጎበ ምትኪ መገሥትኪ፡ ወውአቱ ይገዝአኪ፡፡ ለአዳም ግን እግዚአብሔር አለው፡ ምክንያቱም የሚስትህን ድምፅ ስለሰማህ፡ እና ከዛፍ ስለበላህ፡ ደህን ብቻ አትብላ ብዬ ያዘዝሁህ፡ ከእሱ በላህ፡ ምድር በሥራህ ተረግማለች፡ በሀዘን ትበላታለህ በሕይወትህ ቀናት ሁሉ፡፡ ቆሾች እና አሾክ ለአንተ ይበቅላል፤

እና የሚዳውን ሣር ትበላለህ። በፊትህ ላብ ዳቦህን ትበላለህ፤ ወደ መሬት እስከትመለስ ድረስ፤ ከዚያ የተወሰድክበት፤ ምክንያቱም መሬት ነህ፤ እና ወደ መሬት ትመለሳለህ። እና አዳም የሴቱን ስም ሕይወት ብሎ ጠራ። ምክንያቱም እርሷ የሁሉም ሕያዋን እናት ናት። ወአደረገ እግዚአብሔር ከምላክ ለአዳም ወለሰበይቱ ልብሰ ማሕለቅት ወአልበሰው።

ወደቤ፡እግዚአብሔር፡ናሁ፡አዳም፡ኮነ፡ከመ፡አሐዱ፡እምኔነ፡ለያእምር፡ ሠናዮ፡ወእኩዮ፡ወደእዜኔ፡ኪዘልፈ፡ደስፋሕ፡እዴሁ፡ወደንሣእ፡እምዕፀ፡ ሕይወት፡ወደብላዕ፡ወደሕየው፡ለዓለም። እና ግድታ ከምላክ አስወጣው ከደስታው ገነት፡ እርሱ የተወሰደበትን መሬት እንዲሠራ። እናም አዳምን አስወጣው፡ እናም በገነት ደስታ ፊት ለፊት አሰፈረው፡ እናም የሕይወትን ዛፍ መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልንና የምትዘረውን እሳታዊት ሰይፍ አቆመ።

4

አዳም ግን ሔዋንን ሚስቱን ያወቃት፤ እና እርሷም ፀንሳ ቃይንን ወለደች፤ እና አለች፤ በእግዚአብሔር ሰውን አገኘሁ። እና ወንድሙን ሄቤልን ወለደች፤ ሄቤልም የበጎች አረኛ ሆነ፤ ቃይን ግን የመሬት ሰራተኛ ነበረ። ወኮነ፡ እምድሳረ፡ መዋዕል፡ አምጽኦ፡ ቃይን፡ እምፍሬ፡ ምድር፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብሔር። እና አቤልም እርሱ ከመጀመሪያ የተወለዱት ከበጎቹ እና ከሰብአቸው አመጣ፤ እና እግዚአብሔር አቤልንና ስጦታዎቹን ተመለከተ። ነገር ግን በቃይን ላይ እና በመሥዋዕቶቹ ላይ አልተጠነቀቀም፤ እና ቃይን በጣም ተጨነቀ፤ እና ፊቱ ወደቀ። እና እግዚአብሔር ከምላክ ለቃይን አለው፤ ለምን በጣም አዛኝ ሆንክ፤ እና ለምን ፊትህ ወደቀ? አይደለም እንደ በትክክል ካቀረብክ፤ በትክክል ግን ካልከፈልክ፤ ኃጢአት አድርገሃል? ዝም በል፤ ወደ አንተ የእርሱ መመለስ ነው፤ እና አንተ ትገዛዋለህ።

ወአመረ፡ ቃይን፡ ኅቦ፡ አቤል፡ እኑሁ፡ ንሑር፡ ውስተ፡ ገዳም። ወኮነ፡ እንዘ፡ ሀለዉ፡ በገዳም፡ ተንሥኦ፡ ቃይን፡ ላዕለ፡ አቤል፡ እኑሁ፡ ወቀተሎ።

ወእግዚአብሔር አምላክ ለቃደን፣ አቤል ወንድምህ የት ነው? ወደላ፣ አላውቅም። የወንድሜ ጠባቂ ነኝ እኔ? እና እግዚአብሔር አለ፣ ምን አድርገሃል? የወንድምህ ደም ድምጽ ከምድር ወደ እኔ ይጮኻል። እና አሁን እርግጥን ነህ ከመሬቱ፣ እርሷም አፍን ከፍታ የወንድምህን ደም ከእጅህ ተቀበለች። ጊዜ መሬቱን ስትሠራ፣ ኃይሏን ለአንተ ለመስጠት አይጨምርም፣ እያነቀ እና እየተንቀጠቀጠ በመሬት ላይ ትሆናለህ። ወደቤቃደን፣ ጎብ፣ እግዚአብሔር፣ አምላክ፣ ዐባይ፣ ምክንያት፣ አምዘ፣ እትፈታሕ። ዛሬ ከምድር ፊት ብታስወጣኝ እና ከአንተ ፊት አደበቃለሁ፣ እና በምድር ላይ እያነቀልኩ እና እየተንቀጠቀጠኩ እሆናለሁ፣ እና እኔን የሚያገኝ ሁሉ ይገድለኛል። ወደቤሎ እግዚአብሔር አምላክ፣ አኮ ከማሁ፣ ኩሉ ዘቀተለ ቃደንሃ፣ ሰብዐ ይትበቀል ያፈልጥ። ወሰመ እግዚአብሔር አምላክ ተአምረ ለቃደን፣ ከመ ኢይቅትልዎ ኩሉ ዘረከበ። ወፀ ደግሞ ቃደን ከገጸ አምላክ፣ ወነበረ በምድረ ናደድ ተቃራኒ ኤዴም።

ወዐረፈ ቃደን ብእሲቶ፣ ወፀንሰት ወወለደት ሄኖክ። ወሀሎ ደሐንጽ ሀገረ፣ ወሰመያ ለይእቲ ሀገር በሰመ ወልዱ ሄኖክ። ለሄኖክ ግን ጋይዳድ ተወለደለት፣ እና ጋይዳድ ማህላሌልን ወለደ፣ እና ማህላሌል ማቱሳላን ወለደ፣ እና ማቱሳላ ላሜክን ወለደ።

ወወሰደ፣ ላሜክ፣ ለራሱ፣ ሁለት፣ ሚስቶችን፣ ስሙ፣ አንዲ፣ አዳ፣ ወሰመ፣ ሁለተኛዎ፣ ሴላ፣ ወአዳ ዮቤልን ወለደች፣ ይህም በድንኳን ውስጥ የሚኖሩ የከብት አርቢዎች አባት ነበር። ወሰመ ወንድሙ ዮባል፣ ውእቱ ዘአርአዮ መዝሙረ ወቀጸላ። ጼላም እርስዎም ቱባልን ወለደች፣ እሱም የናስና የብረት ብረተኛ መዶሻ መቶ ነበር። የቱባል እህት ደግሞ ኖዴማ ነበረች። ላሜክ ለሚስቶቹ አዳና ሴላ እንዲህ አለ፣ የእኔን ድምፅ ስሙኝ፣ የላሜክ ሚስቶች፣ የእኔን ቃላት አዳምጡኝ፣ ምክንያቱም ሰሙን ገደልሁ በእኔ ላይ ስለደረሰው ቁስል፣ እና ወጣትን በእኔ ላይ ስለደረሰው ድብደባ። ስለ ሰባት ጊዜ ተበቀለ ከቃደን፣ ከላሜክ ግን ሰባ ጊዜ ሰባት።

አዳም ሚስቱን ሔዋንን ያወቃት፣ እና እርሷ ፀንሳ ልጅ ወለደች፣ እና ሰሙን ሴት ብሎ ሰየመው እንዲህ እያለች፣ አምላክ ምትክ አቤል ቃደን የገደለውን ሌላ ዘር ለእኔ አስነሳልኝ። ወለሴት፣ ተወልደ፣ ወልድ፣ ወሰመዮ፣

ስሞ፡ ሄኖስ፡ ዝንቱ፡ ተስፋ፡ ገብረ፡ ለጸውዖ፡ ስሙ፡ ኦግዚክብሔር፡  
ኦምላክ።

5

ይህ መጽሐፍ ዘውልደተ ሰብኦ፡ በዘ መዓልት ገብረ ኦግዚክብሔር  
ለኣዳም፡ በመልክዐ ኦግዚክብሔር ገብሮ። ወንድና ሴት ፈጠራቸው፤  
ባረካቸውም፡ ስማቁም ኣዳም ብሎ ሰየመው፤ በፈጠራቸው ቀን። ኖረ  
ግን ኣዳም ሠላሳ እና ሁለት መቶ ዓመታት፤ እና ወለደ እንደ ሐሳቡ እና  
እንደ ምስሉ፤ እና ሰየመ ስሙን ሴት። ሆኑ ግን የኣዳም ቀናት፤ ከሴትን  
ከወለደ በኋላ የኖረባቸው፤ ሰባት መቶ ዓመታት፤ እና ወንዶቻንና ሴቶቻን  
ወለደ። ወሆኑ ኩሉ መዋዕለ ኣዳም ኣለ ሐየወ ሠላሳ ወተስዐቱ ምእት  
ዓመት ወሞተ። ሴት ግን ኣምስት መቶ ዓመት ኖረ እና ኤኖስን ወለደ።  
ወኖረ፡ሴት፡ድኅረ፡ወለደ፡ለኤኖስ፡ሰብዐ፡ዓመተ፡ወሰብዐ፡ምእተ፡ወወለደ፡  
ደቂቀ፡ወኣዋልደ። ወሆኑ ኩሉ መዋዕሊሁ ለሴት ዐሠርቱ ወክልኤቱ  
ወተስዐቱ ምእት ዓመት ወሮተ። ወኖረ እኖስ መቶ ዘጠና ዓመታት፤  
ወወለደ ቃይናን። እና ኤኖስ ቃይናንን ከወለደ በኋላ ሰባት መቶ ኣስራ  
ኣምስት ዓመታት ኖረ፤ ወንዶቻንና ሴቶቻን ወለደ። ወሆኑ ኩሉ  
መዋዕሊሁ ለኤኖስ ኅምስቱ ወዘጠኝ መቶ ዓመት ወሞተ። ወኖረ ቃይናን  
ሰብዓ ወምእት ዓመት ወወለደ ማሌልኤልሃ። ወኖረ፡ ቃይናን፡ ድኅረ፡  
ዘወለደ፡ ለማሌልኤል፡ ኣርብዓ፡ ወሰብዐ፡ ምእት፡ ዓመት፡ ወወለደ፡ ደቂቀ፡  
ወኣዋልደ። ወሆኑ ኩሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ለቃይናን፡ ዐሠርቱ፡ ወተስዐቱ፡  
ምእት፡ ዓመት፡ ወሞተ።

ወኖረ፡ ማህላሌል፡ ኣምስት፡ ወስሳ፡ ወመቶ፡ ዓመት፡ ወወለደ፡  
ለያራድ። ወነበረ መላልኤል ድኅረ ወለደ ሎቱ ያራድ ሠላሳ ወሰብዐ ምእት  
ዓመተ ወወለደ ደቂቀ ወኣዋልደ። ወኹኑ ኩሉ መዋዕሊሁ ለማሌልኤል  
ኅምስቱ ወተስዓቱ ወሰማንቱ ምእት ዓመት ወሞተ። እና ያራድ መቶ ስልሳ  
ሁለት ዓመት ኖረ፤ እና ሄኖክን ወለደ። ወኖረ፡ያራድ፡ድኅረ፡ዘወለደ፡ሄኖክ፡  
ስምንት፡ምእት፡ዓመት፡ወወለደ፡ደቂቀ፡ወኣዋልደ። ወሆኑ ኩሉ  
መዋዕሊሁ ለያራድ ክልኤቱ ወስሳ ወተስዐቱ ምእት ዓመት ወሞተ።  
ወኖረ፡ ሄኖክ፡ ኣምስት፡ ወስሳ፡ ወመቶ፡ ዓመት፡ ወወለደ፡ ለማቲሳላ። ኅሠየ

ሄኖክ ለአምላክ ድኅረ ወለደ ማቲሳላ ፪፻ ዓመት፤ ወወለደ ደቂቀ ወአዋልደ። ወኹኑ ኩሉ መዋዕሊሁ ለሄኖክ ጎምስቲ ወስሳ ወሠለስቲ ምእት ዓመት። ወ አስደሰተ ሄኖክ ለአምላክ ፣ ወ አይተገኘ ፣ አስመ አሳለፎ እግዚአብሔር ። ወኖረ መቲሴላሕ መቶ ወስሳ ወሰባዕቲ ዓመታት ወወለደ ላሜክ። እና መቲሴላህ ኖረ ከላሜክን ወለደ በኋላ ሁለት መቶ ሰማንያ ዓመት፤ እና ወለደ ደቂቀ እና አዋልደ። ወኩሉ፡መዋዕለ፡ማቲሳላ፡ እለ፡ኖረ፡ሆኑ፡ትስዓቲ፡ወስሳ፡ወትስዓቲ፡ምእት፡ዓመት፡ወሞተ። ወኖረ፡ ላሜክ፡ መቶ፡ ሰማንያ፡ ወስምንት፡ ዓመታት፡ ወወለደ፡ ወልድ። ወሰየመ ስሙ ኖሳ እንደ ደብል፡ ዝንቲ ያሬውሐነ እምነ ግብርነ ወእምነ ሐዘነ እደዊነ ወእምነ ምድር እንተ ረገማ እግዚአብሔር አምላክ። ወኖረ ላሜክ ድኅረ ዘወለደ ለኖሳ፡ ጎምስ ምእት ወስሳ ወጎምስ ዓመተ፡ ወወለደ ደቂቀ ወአዋልደ። ወኩሉ፡መዋዕለ፡ላሜክ፡ሆኑ፡ሰብዑ፡ምእት፡ወጎምሳ፡ ወሠለስተ፡ዓመት፡ወሞተ። ወነበረ፡ ኖሳ፡ አምስት፡ መቶ፡ ዓመታት፡ ወወለደ፡ ሦስተ፡ ውሉደ፡ ሴምሃ፡ ካምሃ፡ ያፌትሃ።

6

እና ሆነ እንደ ሰዎቹ ብዙዎቹ በምድር ላይ መሆን ጁመሩ፣ ሴት ልጆች ላቸው ተወለዱ። ርእዩ ግን ደቂቀ እግዚአብሔር አዋልደ ሰብእ ከመ ሠናያት አማሆን፣ ነሥኩ ለርአሰሙ አንስተ አምኩሉ አለ ጎረዩ። እና እግዚአብሔር አምላክ አለ፣ መንፈሴ በእነዚህ ሰዎች ውስጥ ለዘላለም አደኖርም፣ ምክንያቱም እነርሱ ሥጋ ስለሆኑ፣ ቀናቶቻቸው ግን መቶ ሃያ ዓመታት ይሆናሉ። እነዚያ ግን ግዙፎች በእነዚያ ቀናት በምድር ላይ ነበሩ፣ እና ከዚያ በኋላ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ የሰዎች ሴት ልጆች ሲገቡ፣ እና ላቸው ሲወልዱ፣ እነዚያ ከዘመን ጁምሮ የነበሩ ግዙፎች፣ ታዋቂዎቹ ሰዎች ነበሩ።

እግዚአብሔር አምላክ ባየ ግን፣ የሰዎች ክፋቶች በምድር ላይ ስለተባዙ፣ እና ሁሉም ሰው በልቡ በጥንቃቄ በእኩይ ላይ በሁሉም ቀናት ያስባል፣ ወአስተዋለ እግዚአብሔር ከመ ገብረ ሰብእ ዲበ ምድር ወአስተሐሰበ። ወይሴ እግዚአብሔር፡ አጠፍኦ ሰብእ ዘገበርኩ እምገጸ

ምድር፡ እምሰብእ እስከ እንሰሳ፡ ወእምዘይትሐወስ እስከ አዕዋፊ ሰማይ፡ እስመ ተጸዳርኩ እስመ ገበርክዎሙ።

ኖሳ ግን ጸጋን አገኘ በእግዚአብሔር አምላክ ፊት። እነዚህም የኖሳ ዘመዶች ናቸው። ኖሳ ጻድቅ ሰው ነበረ፤ በዘመኑ ፍጹም ሆኖ፤ ኖሳ እስምላክ አስደሰተ። ኖሳ ግን ሦስት ወልዶችን ወለደ፡ ሴምን፣ ካምን፣ ያፌትን። ምድር በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች፤ እና ምድር በኃጢአት ተሞላች። ወርአዮ እግዚአብሔር አምላክ ምድረ፡ ወኮነት ረሲሐ፡ እስመ አረሰዮ ኩሉ ሥጋ ፍኖቶ ላዕለ ምድር። እናም ጎይታ አምላክ ለኖሳ አለ፤ የሁሉ ሰው ጊዜ ፊቱ መጥቷል፤ ምክንያቱም መሬት ከእነርሱ በኃጢአት ተሞልታለች፤ እና እነሆ እኔ እነርሱንና መሬቱን አጠፋለሁ።

ስለዚህ ለራስህ መርከብ ከአራት ማዕዘን እንጨቶች ስራ፤ ጎጃዎችን በመርከቡ ውስጥ ታደርጋለህ፤ እና አሲን ከውስጥና ከውጭ በዘይት ትሸፍናለህ። እና እንዲህ ታደርግ ዘመርከብ፡ ሦስት ምእት አንሳ ርዝመቱ ዘመርከብ፡ እና ሀምሳ አንሳ ስፋቱ፤ እና ሠላሳ አንሳ ቁመቱ። ሰብስበህ ዘመርከብ ታደርግ፡ ወወደ አንድ እንግድ ከላይ ትፈጽማት። ዘበር ዘመርከብ ደግሞ ከጎኖች ታደርግ፡ ታኞኛ፡ ሁለተኛ ወሦስተኛ ታደርጋት። እኔ ግን እነሆ የውሃ ጎርፍን አመጣለሁ፤ ውሃ በምድር ላይ፤ ሁሉን ሥጋ ለመጥፋት፤ በውስጡ የሕይወት መንፈስ ያለው ከሰማይ በታኞ፤ እና በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይሞታል።

ወእሰርዝ ኪዳንዮ ምስሌክ፤ ትበውእ ድማ ውስተ መርከብ አንተ፤ ወደቂቅክ፤ ውብእሲትክ፤ ወአንስተ ደቂቅክ ምስሌክ። ወእምነ፡ ኩሉ፡ እንሰሳ፡ ወእምነ፡ ኩሉ፡ ዘይትሐወስ፡ ወእምነ፡ ኩሉ፡ አራዊት፡ ወእምነ፡ ኩሉ፡ ሥጋ፡ ክልኤቱ፡ ክልኤቱ፡ እምነ፡ ኩሉ፡ ታበውእ፡ ውስተ፡ መርከብ፡ ከመ፡ ታሐዩ፡ ምስለ፡ ርእስክ፡ ተባዕት፡ ወአንስት፡ ይኩኑ። ከሁሉም አእዋፍ በዘራቸው፤ ከሁሉም እንሰሳት በዘራቸው፤ እና ከሁሉም በምድር ላይ ከሚሳቡ ተሳቢያን በዘራቸው፤ ሁለት ሁለት ከሁሉ ከአንተ ጋር እንዲመገቡ ወደ አንተ ይገባሉ፤ ወንድና ሴት። አንተ ግን ለራስህ ከሁሉም ከሚበሉት ምግቦች ትወሰድ፤ እና ወደ ራስህ ትሰበስብ፤ እና

ለአንተና ለእነርሱ ለመብላት ይሆናል። ወገበረ ኖሳ ኩሎ ዘአዘዘ ሎቱ እግዚአብሔር አምላክ፡ ከማሁ ገበረ።

7

ወይቤ እግዚአብሔር አምላክ ጎበ ኖሳ፡ ባእ አንተ ወኩሉ ቤትከ ውስተ መርከብ፡ እስመ ለከ ርኢኩ ጻድቀ ቅድሜዓ በዛቲ ትውልድ። ከንጹሃን እንስሳት ሰባት ሰባት ወንድና ሴት ወደ አንተ አምጣ፤ ከማይንጹሃን እንስሳት ግን ሁለት ሁለት ወንድና ሴት። እና ከንጹሃን የሰማይ አእዋፍ ሰባት ሰባት ወንድና ሴት፤ እና ከሁሉም ያልንጹሁ አእዋፍ ሁለት ሁለት ወንድና ሴት፤ ዘርን በምድር ሁሉ ላይ ለመጠበቅ። ገና ለሰባት ቀናት እኔ ዝናብ አመጣለሁ ላይ ምድር፤ አርባ ቀናት እና አርባ ሌሊቶች፤ እና እደምሳለሁ ሁሉንም ፍጡራን የአደረግሁትን ከፊት ሁሉ ምድር። ወገበረ ኖሳ ኩሎ ዘአዘዘ ሎቱ እግዚአብሔር አምላክ። ኖሳ ግን የስድስት መቶ ዓመት ነበረ፤ እና የውሃው ጥፍአት በምድር ላይ ሆነ። ኖሳ፤ ወንዶቹ፤ ሚስቱ፤ እና የወንዶቹ ሚስቶች በጎርፉ ውሃ ምክንያት ወደ መርከቡ ገቡ። ወእምነ፤ አዕዋፍ፤ ንጹሐን፤ ወእምነ፤ አዕዋፍ፤ እለ፤ አኮኑ፤ ንጹሐን፤ ወእምነ፤ እንስሳ፤ ንጹሐን፤ ወእምነ፤ እንስሳ፤ እለ፤ አኮኑ፤ ንጹሐን፤ ወእምነ፤ ኩሉ፤ ዘይትሐወስ፤ ዲቦ፤ ምድር። ሁለት ሁለት ወደ ኖሳ ወደ መርከቡ ገቡ፤ ወንድና ሴት፤ እንደ አምላክ ለኖሳ እንዳዘዘው። ወሆነ፤ ድሳረ፤ ሰቡ፤ ሙሉ፤ መዋዕል፤ ወማየ፤ ዐቢይ፤ ውጋ፤ ሆነ፤ ላዕለ፤ ምድር። በስድስት መቶኛው ዓመት በሳይወተ ኖሳ፤ በሁለተኛው ወር፤ በሰባተኛው እና በሃያኛው ቀን፤ በዚህች ቀን ሁሉ የጥልቁ ምንጮች ተሰበሩ፤ እና የሰማይ ውጋ መውረጃዎች ተከፈቱ። ዝናሙ በምድር ላይ ለአርባ ቀናት እና ለአርባ ሌሊቶች ሆነ። በዚህ ቀን ኖሳ፤ ሴም፤ ካም፤ ያፌት የኖሳ ልጆች፤ እና የኖሳ ሚስት፤ እና የልጆቹ ሦስት ሚስቶች ከእርሱ ጋር ወደ መርከቡ ገቡ። ወኩሉ አራዊት በዘርኦሙ፤ ወኩሉ እንስሳ በዘርኦሙ፤ ወኩሉ ዘይትሐወስ ዘይንቀሳቀስ ላዕለ ምድር በዘርኦ፤ ወኩሉ ዖፍ በዘርኦ። ወደ ኖሳ ወደ መርከብ ገቡ፤ ሁለት ሁለት ወንድ እና ሴት ከሁሉ ሥጋ፤ በእርሱ የሕይወት መንፈስ ያለው። እና የሚገቡት ወንድና ሴት ከሁሉ ሥጋ ገቡ፤ እንደ እግዚአብሔር ለኖሳ እንደ አዘዘው፤ እና ጌታ እግዚአብሔር መርከቡን ከውጭ ዘጋው።

ወኮነ፡ዐቢይ፡ማይ፡አርባዓ፡መዋዕለ፡ወአርባዓ፡ሌሊተ፡ላዕለ፡ምድር፡  
ወተባዘሐ፡ማይ፡ወአልዐለ፡መርከበ፡ወተልዕለ፡እምነ፡ምድር። እና ውሃው  
ተሸነፈ፤ እና በጣም ተባዛ በምድር ላይ፤ እና መርከቡ በውሃው ላይ  
ተሸከመ። ውሁ ደግሞ ማይ በጣም በጣም በመሬት ላይ ተሸነፈ፤ እና  
ከሰማይ በታች የነበሩትን ሁሉንም ከፍተኛ ተራሮች ሸፈነ። አስራ  
አምስት አጅ ከላይ ተነሣ ውተ፤ ወደፊነ ኩሎ ተራራተ ከፍተኛ። ወሞተ  
ኩሉ ሥጋ ዘይትሐወስ ዲቦ ምድር፡ ዘአዕዋፍ ወዘእንስሳ ወዘአራዊት፡  
ወኩሉ ዘይትሐወስ ዲቦ ምድር፡ ወኩሉ ሰብአ። ወኩሉ ዘይነብር  
መንፈስ ሐይወት ወኩሉ ዘሀሎ ውስተ የብስ ሞተ። ወአጥፋ ኩሉ  
ዘነበረ ዘሀሎ ላዕለ ገጸ ምድር፡ እምሰብእ እስከ እንስሳ፡ ወዘይትሐወስ፡  
ወአዕዋፊ ሰማይ፡ ወተአጥፏ እምምድር፡ ወተርፈ ባሕቲቱ ኖላ፡ ወእለ  
ምስሌሁ በውስተ መርከብ። ወተልዕለ፡ ማይ፡ ላዕለ፡ ምድር፡ ምክት፡  
ወሀምሳ፡ መዋዕለ።

8

ወተዘከረ እግዚአብሔር ኖላን ወኩሎሙ አራዊተን ወኩሎሙ  
እንስሳተን ወኩሎሙ አዕዋፊን ወኩሎሙ ዘይትሐወስ ዘይትሐወሱ  
ኩሎሙ ዘሀላዉ ምስሌሁ ውስተ መርከብ፤ ወአምጽአ እግዚአብሔር  
መንፈስ ላዕለ ምድር፤ ወጎደገ ማይ። እና ተሸፈኑ የጥልቅ ባሕር  
ምንጮች እና የሰማይ ውኃ መውረጃዎች፤ እና ዝናቡ ከሰማይ ተዘጋ። እና  
ውኃው ከምድሩ እየሄደ እየቀነሰ ነበር ፣ እና ውኃው ከመቶ ሃምሳ ቀናት  
በኋላ እየቀነሰ ነበር ። ወተቀመጠ፡አታ፡ታቦት፡በሳብዓይ፡ወር፡በሳብዓይ፡  
ወዕስራይ፡ናይቲ፡ወር፡ላዕለ፡አድባር፡አራራት። ውኑ ግን ውሃው ይቀንስ  
ነበረ እስከ አስረኛው ወር። እና በአስረኛው ወር፡ በወሩ መጀመሪያ፡  
የተራሮቹ ራሶች ታዩ። ወሆነ፡ድሃረ፡አርብዓ፡መዋዕል፡ከሠተ፡ኖላ፡መስኮተ፡  
ታቦት፡እንተ፡ገብረ። እናም ቁራቡን ላከ፤ ወጥቶም አልተመለሰም እስከ  
ውኃው ከምድሩ እስኪደርቅ ድረስ። ወለአከ፡ ዘርግብ፡ ድሃረ፡ እሙ፡  
ለርአዩ፡ እሙ፡ ነቀሰ፡ ማይ፡ እምነ፡ ምድር። ወርግብም፡ለእግሮቹ፡አረፍት፡  
ሳታገኛ፡ወደ፡አርሱ፡ወደ፡መርከቡ፡ተመለሰች፡ምክንያቱም፡ውሃ፡በመላው፡  
የምድር፡ገጽ፡ላይ፡ነበረ።አርሱም፡አጁን፡ዘርግቶ፡ወሰዳት፡እና፡ወደ፡ራሱ፡  
ወደ፡መርከቡ፡አስገባት። ወአቆየ፡ ገና፡ ሰባት፡ ሌሎች፡ ቀናት፡ እንደገና፡

ላከ፡ ዋህኒቱን፡ ከመርከቡ፡ እናም ተመለሰች ወደ እርሱ ርግብዋ በምሽት  
ጊዜ፡ እና የዘይት ዛፍ ቅጠል ቁርጥራጭ በከፍተኛ ነበራት፡ እናም ኖሳ  
አወቀ፡ ምክንያቱም ውሃው ከምድር ቀንሷል፡፡ እና ሌሎች ሰባት ቀናትን  
ገና ከጠበቀ በኋላ፡ እንደገና ርግቡን ላከ፡ እና ወደ እሱ መመለስ ገና  
አልቀጠለችም፡፡ ወሆነ በአንድና በሰድስት መቶኛ ዓመት በሐይወተ ኖሳ፡  
በመጀመሪያው ወር፡ በአንድ ቀን ዘወር፡ ተወገደ ውኃ ከምድር፡፡ ወገለጠ  
ኖሳ ጣራ ዘመርከብ ዘሠራ፡ ወርእዩ ሆነ ተወገደ ውኃ ከገጸ ምድር፡፡ በ  
ሁለተኛው ወር ምድር ደረቀች፡ በሰባተኛው እና በሃያኛው የወረቀ ቀን፡፡

እና እግዚአብሔር አምላክ ወደ ኖሳ እንዲህ ብሎ ተናገረ፤ ውጣ  
ከመርከቡ አንተ፡ እና ሚስትህ፡ እና ወንዶችህ፡ እና የወንዶችህ ሚስቶች  
ከአንተ ጋር፡ ወኩሉ፡እንስሳት፡ዘየማኒ፡ውእቱ፡ምስሌክ፡ወኩሉ፡ሥጋ፡  
እምአዕዋፍ፡እስከ፡እንስሳ፡ወኩሉ፡ዘይትሐወስ፡ዘይንቀሳቀስ፡ላዕለ፡ምድር፡  
አውጽእ፡ምስለ፡ርእስከ፡፡ወብዝኑ፡ወተባዝኑ፡ላዕለ፡ምድር፡፡ ወወጣ ኖሳ  
ውብእሲቱ ወደቂቂ ወአንስቲያተ ደቂቂ ምስሌሁ፡፡ ወኩሉ አራዊት  
ወኩሉ እንስሳ ወኩሉ አዕዋፍ ወኩሉ ዘይትሐወስ ዘይንቀሳቀስ ዲባ  
ምድር በዘመዶሙ ወፅኦ እምነ መርከብ፡፡

ወሐነጾ፡ ኖሳ፡ ምሥዋዐ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወነሥኦ፡ እምኩሉ፡  
እንስሳ፡ ንጹሐን፡ ወእምኩሉ፡ አዕዋፍ፡ ንጹሐን፡ ወአዕረገ፡ መሥዋዕተ፡  
ዘይደልቅ፡ ላዕለ፡ ምሥዋዐ፡፡ እና እግዚአብሔር አምላክ የመዓዛ ሸታን  
አሸተተ፡፡ እና እግዚአብሔር አምላክ በልቡ አስቦ እንዲህ አለ፡ በሰዎች  
ሥራዎች ምክንያት መራትን ደግሞ ለማርገም አልጨምርም፡፡  
ምክንያቱም የሰው አእምሮ ከወጣትነቱ ጀምሮ በጥንቃቄ ክፉ ላይ  
ያተኩራል፤ ስለዚህ እንደ አደረግሁት ሁሉንም ሕያው ፍጡር ደግሞ  
ለመምታት አልጨምርም፡፡ በሁሉ የምድር ቀናት፡ ዘር እና ማጨድ፡  
ቅዝቃዜ እና ሙቀት፡ ክረምት እና ጸደይ፡ ቀን እና ሌሊት አይቆሙም፡፡

9

ወባረከ፡እግዚአብሔር፡ለኖሳ፡ወለደቂቂ፡ወይቤሎሙ፡ብዝኑ፡  
ወተባዝኑ፡ወመልእዋ፡ምድረ፡ወግዝእዋ፡፡ ወመንቀጥቀጡ

ወፍርሃትክሙ ደሆን በኩሉ አራዊት ምድር፣ በኩሉ አዕዋፊ ሰማይ፣  
ወበኩሉ ዘይትሐወስ በምድር፣ ወበኩሉ ዓሣተ ባሕር፣ በእደዊክሙ  
ወሀብኩክሙ። እና ሁሉ ተሳቢ ነገር የሆነ ሕያው፣ ለእናንተ ወደ ምግብ  
ደሆናል፣ እንደ አትክልቶች ሣር ሁሉን ለእናንተ ሰጥቻችኋለሁ። ነገር ግን  
ሥጋ በነፍሱ ደም ውስጥ አትብሉ። ወእስሙ፣ ደመክሙኒ፣  
ዘነፍሳትክሙ፣ እምአደ፣ ኩሉ፣ አራዊት፣ አሴፊዎ፣ ወእምአደ፣ ሰብአኒ፣  
ወንድም፣ አሴፊው፣ ነፍሱ፣ ሰብአ። የሰውን ደም የሚያፈስ፣ በምትኩ  
የእሱ ደም ደፈሳል፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ምስል ሰውን  
ፈጠርኩ። አንተም ግን ጨምሩ፣ ብዙ ሁኑ፣ መሬቱን ሙሉ አድርጉ፣ እና  
ግዛ አድርጉት።

ወአመነ፣ እግዚአብሔር፣ ለኖሳ፣ ወለውሉዱ፣ ምስሌሁ፣ እንዘ፣ ደብል።  
እና እነሆ እኔ ኪዳኔን ከእናንተ ጋር አቋቋማለሁ፣ እና ከእናንተ በኋላ  
ከዘርዎ ጋር፣ እና ከእናንተ ጋር ካሉ ሁሉ ሕያዋን ነፍሳት፣ ከወፎቶ፣  
ከእንስሳት፣ እና ከምድር ሁሉ አውራዎች፣ ከመርከቡ ከወጡት ሁሉ  
ከእናንተ ጋር ያሉት ብዙዎች። እና አቋቋም ዘኪዳንዩ ኅበ እንትሙ፣ እና  
አኮ ደመውት ኩሉ ሥጋ ደግሚ እምነ ማዩ ሕዳጥ፣ እና አኮ ደግሚ  
ደከውን ሕዳጥ ማደ ከመ ያጠፍክ ኩሉ ምድር። ወደቤ እግዚአብሔር  
አምላክ ኅበ ኖሳ፣ ዝንቱ ተአምር ዘኪዳን ዘአነ አሁብ በማእከለ እኔ  
ወእንተክሙ፣ ወበማእከለ ኩሉ ነፍስ ሕያው እንተ ሂ ምስሌክሙ  
ለትውልደ ዘለዓለም። ቀስቱን በደመና አስቀምጣለሁ፣ እና ደሆናል  
ምልክት ኪዳን በመካከሌ እና ምድር። ወደሆን፣ በዘ፣ አሰብስብ፣ ደመናተ፣  
ላዕለ፣ ምድር፣ ደስተርኢ፣ ቀስት፣ በደመና። እና እዘከር ዘኪዳንዩ ዘይከውን  
በመካከል እኔ እና እናንተ፣ እና በመካከል ኩሉ ነፍስ ሕያው በኩሉ ሥጋ፣  
እና አይከውን ደግሞ ማደ ወደ ጥፍአት እንዲያጠፋ ኩሉ ሥጋ።  
ወደሆናል ቀስቱ በደመና ውስጥ ፣ ወእመለከታለሁ ዘለዓለማዊ ቃሌን  
ለማስታወስ በእኔና በምድር መካከል ፣ ወበሁሉ ሥጋ ውስጥ  
በምትኖረው በሕያው ነፍስ መካከል ፣ እርስዎም በምድር ላይ ያለች ነች  
። እና እግዚአብሔር ለኖሳ አለ፡ ደህ የኪዳኑ ምልክት ነው። ዘአቋምሁ  
በመካከሌ እና በመካከለ ኩሉ ሥጋ ዘሀሎ በምድር ላይ።

ደቂቁ ለኖሳ አለ ወፅኦ እምሁስተ መርከብ ሴም ወካም ወያፌት ነበረ። ካም ደግሞ አቡሁ ለከናዓን ነበረ። ሦስት እነዚህ ናቸው የኖሳ ልጆች፤ ከእነዚህም በሁሉ ምድር ላይ ተበተኑ። ወኖሳ የመሬት አርሶ አደር ሰው ሆኖ ጿመረ፤ ወየወይን ቦታ ተከለ። ወሰትዮ፣ እምነ፣ ወይን፣ ወሰከረ፣ ወተዐርዮ፣ በቤቱ። ወርዮ ሐም አቡ ከናክን ዕርቃነ አቡሁ፣ ወወዲኦ አንበረ ለክልኤቱ አጎዊሁ አፍኦ። ወአንሥኩ ሴም ወያፌት ልብሰ፣ አደገም ላዕለ ክልኤቱ መንገል ጿርባሆሙ፣ ወሐሩ ድሳረ፣ ወሸፈንም ዕርቃኖ አቡሆሙ፣ ወገጾሙ ድሳረ፣ ወዕርቃኖ አቡሆሙ ኢርአዮ። ኖሳ ግን ከወይኑ ተነሳ፣ እና ታናሹ ልጁ ምን እንዳደረገለት ያወቀ። ወይቤ፣ የተረገመ፣ ከናክን፣ ወልድ፣ አገልጋይ፣ ደኩን፣ ለአጎዊሁ። እናም እንዲህ አለ፣ የተባረከ ነው እግዚአብሔር የሴም አምላክ፣ ከናዓንም አገልጋዩ ይሁን። ያስፋ እግዚአብሔር ለያፌት፣ እና ደኑር በቤቶች የሴም፣ እና ይሁን ከናዓን ባሪያ የእርሱ።

ኖሳ ግን ከውሎው በኋላ ሦስት መቶ ሃምሳ ዓመት ኖረ። ወሆኑ ኩሉ መዋዕሊሁ ለኖሳ ተስዐቱ ምእት ወሃምሳ ዓመት፤ ወሞተ።

10

እነዚህ ደግሞ ዘመዶች የኖሳ ወልደች ሴም፣ ካም፣ ያፌት ናቸው፤ እና ከዝናቡ በኋላ ወልደች ተወለዱላቸው።

ወልደች ያፌት፣ ጎሜር፣ ማጎግ፣ ማዳይ፣ ያዋን፣ ኤሊሳ፣ ቱባል፣ ሜሼክ፣ ወቲራስ። ወደቂቁ፣ ጎሜር፣ አስከናዝ፣ ወሪፋት፣ ወቶጋርማ። ወደቂቁ፣ ለዮዋን፣ ኤልሳ፣ ወታርሴስ፣ ወኪቲም፣ ወሮዳኒም። ከእነዚህ ተለዩ የብሔሮች ደሴቶች በምድራቸው፣ እያንዳንዱ እንደ ቋንቋው በነገዶቻቸው፣ እና በብሔሮቻቸው።

ወልደች ደግሞ ዘሐም፣ አቧራ፣ እና ምጽራይም፣ ፉድ፣ እና ከናክን። ወልደሙ፣ ለአቧራ፣ ደግሞ፣ ሳባ፣ ወሐዊላ፣ ወሳባታ፣ ወሬግማ፣ ወሳባታካ፣ ወልደሙ፣ ለሬግማ፣ ደግሞ፣ ሳባ፣ ወዳዳን። ኩስ ግን ንነብሮድን ወለደ፤ ይህም በምድር ላይ ግዙፍ መሆን ጿመረ። ይህ በእግዚአብሔር አምላክ

ፊት ግዙፍ አዳኝ ነበረ፤ ስለዚህ ይላሉ፤ አንዲ ነምሮኛ በአግዚአብሔር ፊት ግዙፍ አዳኝ። ወሆነ መጀመሪያ የመንግሥቱ ባቢሎን፤ እና ኦጌክ፤ እና አርካድ፤ እና ካላኔ፤ በምድረ ሴናዓር። ከያ መሬት አሰር ወጣ፤ እና ኒኔዌን ሰራ፤ እና የሮቦት ከተማን፤ እና ካላህን፤ እና ዳሳህን በኒኔዌ እና በካላህ መካከል፤ ይህ ታላቋ ከተማ ናት። እና መስራይም ወለደ ዘሉዲም፤ ወዘነፍታሌም፤ ወዘኤነሜቲም፤ ወዘላቢም። እና ፓትሮስምንኤምን፤ እና ካስሞንኤምን፤ ከእነዚህም ፊሊስጥኤም ወጡ፤ እና ጋፍቶሪኤምን። ከናዓን ግን ወለደ ለሲዶና በኩሮ አግዚኦ ወለኬጣዊ። ወዘ፡ ኢየቡሳዊ፤ ወዘ፡ አሞራዊ፤ ወዘ፡ ገርጌሳዊ። እና ዘኬዊተ፤ እና ዘአሩካዮን፤ እና ዘአሴናዮን። እና የአራዲዮንን፤ እና የሳማራዮንን፤ እና የአማቲን። እና ከዚህ በኋላ ተበተኑ የከነዓናውያን ነገዶች። እና የከነዓናውያን ድንበሮች ከሲዶን እስከ ገራራ እና ጋዛ ድረስ፤ እስከ ሰዶም እና ገሞራ፤ አድማ እና ጼቦይም እስከ ላሳ ድረስ ነበሩ። እነዚህ ደቂቀ ካም በነገዶቹ በከመ ልሳናቶቹ በአገራቶቹ ወበአሕዛቦቹ።

ወለሴም፡ተወለደ፡ወለእሱ፡አባት፡ኩሉ፡ደቂቀ፡ዔቤር፡እሳው፡ያፌት፡ ዘዐቢይ። ወልዶች ሴም፡ ዔላም፡ ወአሶር፤ ወአርፋክሳድ፤ ወሉድ፤ ወአራም፤ ወቃይናን። ወወልዶቹ አራም፡ ኩዝ፤ ኩል፤ ጋጤር፤ ወሜሼክ። እና አርፋክሳድ ቃይናን ወለደ፤ እና ቃይናን ሳላን ወለደ፤ ሳላም ኤቤርን ወለደ። ወለኤቤር፡ተወለዱ፡ሁለት፡ወንዶች። ስም፡ለአንዱ፡ፋሌግ፡ ምክንያቱም፡በቀናቱ፡ተከፈለች፡ምድር። እና ስም፡ለወንድሙ፡ዮቅጣን። ዮቅጣን ግን ወለደ ኤልሞዳድን፤ ሳሌትን፤ ሳርሞትን፤ እና ዬራክን፤ ወሐዶራም፡ ወአቢማኤል፡ ወዲቅላ፡ ወዶባል፡ ወአቢማኤል፡ ወሳባ። እና ኦፊር፤ እና ኤዊላ፤ እና ዮባብ፤ እነዚህ ሁሉ የየክታን ልጆች ናቸው። ወሆነ፡መንበሮሙ፡እምነ፡ማሴ፡እስከ፡ሳፌራ፡ደብረ፡ምሥራቅ። እነዚህ የሴም ልጆች፤ በነገዶቻቸው፤ በቋንቋዎቻቸው፤ በአገሮቻቸው፤ እና በአሕዛባቸው። እነዚህ ዘርዎች የኖሩ ልጆች በትውልዶቻቱም በአሕዛባቸውም፤ ከእነዚህ ተበተኑ የአሕዛብ ደሴቶች በምድር ላይ ከጎርፉ በኋላ።

ወነበረ፡ኩሉ፡ምድር፡ከንፈር፡ከሐዱ፡ወቃል፡ከሐቲ፡ለኩሎሙ። ወሆነ  
እንደ እነርሱ ከምስራቅ ሲንቀሳቀሱ፣ ሜዳን በሴናዳር ምድር አገኙ፤  
እናም እዚያ ኖሩ። እና ሰው ለጎረቤቱ አለ፣ ና ጡቦቸን እንሰራ። እና በአሳት  
እናብስላቸው፣ እና ጡቡ ለእነርሱ ድንጋይ ሆነ፣ እና አስፋልት ለእነርሱ  
ሸክላ ነበረ። ወይቤሉ፡ንዑ፡ንሥራሕ፡ለነ፡ሐዋረ፡ወግንበ፡እንተ፡ርአሳ፡  
እስከ፡ሰማይ፡ወንግበር፡ለነ፡ስሙ፡ቀድሙ፡ዘንተዘር፡ወ፡ላዕለ፡ገጽ፡ኩሉ፡  
ምድር። ወወረደ እግዚአብሔር ለርኢ ሀገረ ወግምቢ ዘሐነጹ ደቂቀ  
ሰብእ። እና እግዚአብሔር አለ፣ እነሆ አንድ ዘር፣ እና አንድ ቋንቋ ለሁሉ፣  
እና ይህን ማድረግ ጀመሩ፣ እና አሁን ከእነርሱ አይጠፋም ሁሉ ምንም  
ቢሆን ለማድረግ የሚሞክሩት። ኑ፣ እና ወርደን የእነርሱን ቋንቋ እዚያ  
እናደናገር፣ እያንዳንዱ የጎረቤቱን ድምፅ እንዳይሰማ። እና እግዚአብሔር  
እነርሱን ከዚያ በሁሉ የምድር ፊት ላይ በተነ፣ እና የከተማዋንና የግንቡን  
መሥራት አቆሙ። በዚህ ምክንያት ስሟ ግራ መጋባት ተብሎ ተጠራ፣  
ምክንያቱም እዚያ ጌታ የመላው ምድር ከንፈሮቹን አደናገረ፣ እና ከዚያም  
ጌታ እነርሱን በመላው ምድር ላይ በተበተነ።

እና እነዚህ ትውልዶች ናቸው የሴም፣ ሴም የመቶ ዓመት ልጅ ነበረ፣  
አርፋክሳድን ሲወልድ፣ ከውሎው በኋላ በሁለተኛው ዓመተ። ወሴም  
ኖረ፣ ድሳረ መውለዱ ለአርፋክሳድ፣ ሀምስ ምእት ዓመታት፣ ወወለደ  
ወልደቶች ሴቶች፣ ወሞተ። እና አርፋክሳድ መቶ ሰላሳ አምስት ዓመት  
ኖረ፣ ቃይናንንም ወለደ። ወኖረ አርፋክሳድ በኋላ ቀይናንን ከወለደ አራት  
መቶ ዓመታት፣ ወወለደ ወንዶቹንና ሴቶቹን፣ ወሞተ። ወኖረ ቀይናን  
መቶ ወሠላሳ ዓመታት፣ ወወለደ ሳላን፣ ወኖረ ቀይናን በኋላ ሳላን ከወለደ  
ሦስት መቶ ወሠላሳ ዓመታት፣ ወወለደ ወንዶቹንና ሴቶቹን፣ ወሞተ።  
ወኖረ ሳላ መቶ ሠላሳ ዓመታት፣ ወወለደ ዘዔቤር። ወኖረ፡ሳላ፡ድሳረ፡  
ወለደ፡እኤቤር፡ሠሉሱ፡ምእት፡ወሠላሳ፡ዓመተ፡ወወለደ፡ደቂቀ፡ወአዋልደ፡  
ወሞተ። ወኖረ፡ዔቤር፡መቶ፡ወሠላሳ፡ወአርባዕተ፡ዓመተ፡ወወለደ፡  
ፋሌግ። ወኖረ፡ዔቤር፡ድሳረ፡ወለደ፡ለፋሌግ፡ክልኤተ፡ምእት፡ወሰብዓ፡  
ዓመታት፡ወወለደ፡ደቂቀ፡ወአዋልደ፡ወሞተ። ወኖረ፡ፋሌግ፡ሠላሳ፡  
ወመቶ፡ዓመታት፡ወወለደ፡ለራጋው። ወነበረ ፋሌግ ድሳረ ወለደ ሎቱ  
ረጋውን ትስዕተ ወክልኤተ ምእት ዓመተ፡ ወወለደ ደቂቀ ወአዋልደ፡  
ወሞተ። ወኖረ፡ራጋው፡መቶ፡ሠላሳ፡ወክልኤ፡ዓመተ፡ወወለደ፡ሴሩግ።

እና ራጋው ሰሩክን ከወለደ በኋላ ሁለት መቶ ሰባት ዓመታት ኖረ፤ እና ወንዶቹንና ሴቶቹን ወለደ፤ እና ሞተ። ወኖረ ሰሩግ መቶ ወሠላሳ ዓመተ፡ ወወለደ ለናኮር። ወኖረ ሰሩግ ድሳረ ወለደ ለናኮር ክልኬተ ምክት ዓመታተ፤ ወወለደ ደቂቀ ወአዋልደ፤ ወሞተ። ወናሆር፡ ኖረ፡ መቶ፡ ሰብዓ፡ ወ፡ ዘጠኛ፡ ዓመታት፡ ወወለደ፡ ለታራ። ወነበረ ናሆር በኋላ ቴራህን ከወለደ፡ መቶ ሃያ ወአምስት ዓመታት፡ ወወለደ ወንዶቹንና ሴቶቹን፡ ወሞተ። ወኖረ፡ ታራ፡ ሰብዓ፡ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለአብራም፡ ወለናኮር፡ ወለአራን።

እነዚህ ደግሞ የታራ ዘመዶች ናቸው፤ ታራ አብራምን፣ ናኮርን እና አራንን ወለደ፤ አራንም ሎጥን ወለደ። ወሞተ፡አራን፡በፊተ፡ታራ፡አቡሁ፡ በምድር፡እንተ፡ተወልደ፡ባቲ፡በምድር፡ከለዳውያን። እና አብራም እና ናሆር ለራሳቸው ሴቶቹን ወሰዱ፤ የአብራም ሚስት ስም ሳራ፡ እና የናሆር ሚስት ስም መልካ፤ የአራን ሴት ልጅ፤ እና የመልካ አባት፤ እና የኢስካ አባት። And Sarai was barren and did not bear children. ወነሥክ ታራ ለአብራም ወልደ፡ ወለሎጥ ወልደ አራን ወልደ ወልደ፡ ወለሳራ መርዓቱ ብክሲተ አብራም ወልደ፡ ወአውፅሖ muእምብሔረ ከለዳውያን ለሐር ውስተ ምድረ ከናክን፤ ወመጽኑ እስከ ሐራን፤ ወነበረ ህዩ። ወኾኑ ኩሉ መዋዕሊሁ ለታራ በምድረ ሐራን ክልኬቱ ምክት ወጎምስቱ ዓመት፤ ወሞተ ታራ በሐራን።

12

ወአመ፡ እግዚአብሔር፡ ለአብራም፡ ውጻእ፡ እምነ፡ ምድርከ፡ ወእምነ፡ ዘመድከ፡ ወእምነ፡ ቤተ፡ አቡከ፡ ወንዑ፡ ውስተ፡ ምድር፡ እንተ፡ ደከውን፡ ለከ፡ አርአዩከ። ወእገብረከ ለሕዝብ ዐቢይ፤ ወአባርከከ፤ ወአዐቢ ስመከ፤ ወተከውን ቡሩከ። ወእባርከ ለእለ ደባርኩከ፤ ወለእለ ደረግሙከ እረግም፤ ወደተባረኩ በከ ኩሉ ነገደ ምድር። እና አብራም ሄደ፤ እንደ ጌታ ለእርሱ እንደተናገረው፤ እና ሎጥ ከእርሱ ጋር ሄደ። አብራም ግን የሰባ አምስት ዓመት ነበረ፤ ከሐራን በወጣበት ጊዜ። እና አብራም ሚስቱን ሣራንን፤ የወንድሙን ልጅ ሎጥን፤ ያገኙትን ሁሉ ንብረታቸውን፤ ከሐራን ያገኙትን ሁሉ ነፍስ ወሰደ፤ እና ወደ ከናክን ምድር ለመሄድ

ወጡ። ወአልፎ፡ አብራም፡ ምድረ፡ አስከ፡ ርሳቀታ፡ ኪያሃ፡ አስከ፡ መካነ፡ ስኬም፡ ጎበ፡ ብርተ፡ ልዕልት። ከናኔያንሰ፡ በውእቱ፡ ጊዜ፡ ነበሩ፡ ምድረ። እና እግዚአብሔር ለአብራም ታዩ፡ እና ለአርሱ አለ፡ ይህን ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ፤ እና አብራም እዚያ ለአርሱ ለታዩው እግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ። እናም ከዚያ ወደ ምሥራቅ ቤተል ወደሚገኘው ተራራ ተለየ፤ እና ድንኳኑን እዚያ በቤተል በባሕር በኩል እና አንጋይ በምሥራቅ በኩል አቆመ፤ እና እዚያ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ሠራ፤ እና በእግዚአብሔር ስም ጠራ። ወሖረ፡ አብራም፡ ወተግራዊ፡ አድረ፡ በገዌም።

ወሆነ፡ ረሃብ፡ ላይ፡ ዘምድር፡ ወወረደ፡ አብራም፡ ውስተ፡ ግብጽ፡ ለመቆየት፡ ህዩ፡ አስመ፡ ጸንዐ፡ ረሃብ፡ ላይ፡ ዘምድር። ሆነ ግን አብራም ወደ ግብጽ ለመግባት ሲቀርብ፡ አብራም ለሚስቱ ሣራ አለ፡ አኔ አውቃለሁ፤ አንቺ ቆንጆ ፊት ያለሽ ሴት ነሽ። ስለዚህ ኤጵጥያውያን አንተን ሲመለከቱ፡ አርሰዋ ያክርሱ ሚስት ናት ይላሉ፤ እና አኔን ይገድሉኛል፤ አንተን ግን ይጠብቁሃል። ስለዚህ እህቱ ነኝ አልኩ፤ በአንተ ምክንያት ለአኔ መልካም እንዲሆንልኝ እና ነፍሴ በአንተ ምክንያት እንድትኖር። ሆነ ግን፡ አብራም ወደ ግብጽ በገባበት ጊዜ፡ ግብጻውያን ሚስቱን ባዩ ጊዜ፡ በጣም ቆንጆ ስለነበረች። እና ያፈርዖን መሳፍንት ርክያት፤ እና ወደ ፈርዖን አመሰገኗት፤ እና ወደ ፈርዖን ቤት አምጧት። እናም በአሷ ምክንያት ለአብራም በደንብ አደረገለት፤ በጎቶ፡ ጥጃዎቶ፡ አህዮቶ፡ ባሪያዎቶ፡ ገረዶቶ፡ በቅሎዎቶ እና ግመሎቶ ሆኑለት። ወመከየ እግዚአብሔር ለፈርዖን በመቅሠፍት ዐበይት ወእኩያት፡ ወለቤቱኒ፡ በአንተ ሣራ ብእሲተ አብራም። ፈርዖን አብራምን ጠርቶ፡ ይህን ምን አደረግከኝ? ሚስትህ መሆኗን ለምን አልነገርከኝም? አለው። ለምን አልክ እህቱ ናት? እና ወሰድኋት ለራሴ ሚስት፤ እና አሁን እነሆ ሚስትህ ፊትህ ነች፡ ውሰዳት እና ሂድ። ወአዘዘ ፈርዖን ለሰብክ በአንተ አብራም ከመ ይሰድድዎ ወብእሲቶ ወኩሎ ዘሀሎ ሎቱ።

ወጣ ግን አብራም ከግብጽ አርሱ፤ እና ሚስቱ፤ እና ሁሉም ያለው፤ እና ሎጥ ከአርሱ ጋር፤ ወደ በረሃ። አብራም ግን በከብቶቹ፤ በብር እና

በወርቅ በጣም ሀብታም ነበረ። ወሄደ፡ እምነብ፡ መጽክ፡ ውስተ፡ ገዳም፡  
እስከ፡ ቤቴል፡ እስከ፡ ውእቱ፡ መካኑ፡ ጎብ፡ ሀለው፡ ድልው፡ ቀዲሙ፡  
በማእከለ፡ ቤቴል፡ ወበማእከለ፡ አንጋይ። ወደ ዓመሠውያው ቦታ፡  
በመጀመሪያ እዚያ የሠራበት፤ እና አብራም እዚያ የእግዚአብሔርን ስም  
ጠራ። ወሎጥም ከአብራም ጋር የሚገዝ በጎቶ፤ በሬዎቶ፤ ወድንኳኖቶ  
ነበሩት። ወምድሩ አልቻለቸም እነርሱን በአንድ ጊዜ ለመኖር፤ ስለ  
ንብረቶቻቸው ብዙ ነበሩ፤ ወምድሩ አልቻለቸም እነርሱን በአንድ ጊዜ  
ለመኖር። ወሆነ ጦርነት በመካከል የአብራም የከብቶቶ አረኞቶ፤ እና  
በመካከል የሎጥ የከብቶቶ አረኞቶ፤ እነሆም ከነዓናውያን እና  
ፌሬዛውያን በዚያ ጊዜ በምድሩ ኖሩ። አብራም ለሎጥ እንዲህ አለው፤  
በእኔና በአንተ መካከል፤ በእኔ አረኞቶና በአንተ አረኞቶ መካከል ጦርነት  
አይሆን፤ ምክንያቱም እኛ ወንድሞቶ ነን። አይደለምን እነሆ ሁሉ መሬት  
ከፊትህ ነው፤ ከእኔ ተለይ፤ አንተ ወደ ግራ ከሄድክ እኔ ወደ ቀኝ  
እሄዳለሁ፤ አንተ ወደ ቀኝ ከሄድክ ግን እኔ ወደ ግራ እሄዳለሁ። ወአንሥኦ  
ሎጥ ዐይነ እግዚአብሔር፤ ርክየ ኩሎ ዐውደ ዮርዳኖስ፤ እስመ ኩሎ ሀለው  
ዘይሰትይ፤ ቅድመ ዘያጥፍኦ እግዚአብሔር ሰዶመ ወገሞራ። ከመ ገነተ  
እግዚአብሔር፤ ወከመ ምድረ ግብጽ፤ እስከ ምጽኩ ውስተ ዘጎራ። እና  
ሎጥ ለራሱ የዮርዳኖስን አካባቢ ሁሉ መረጠ፤ እና ሎጥ ከምስራቅ ሄደ፤  
እና እያንዳንዱ ከወንድሙ ተለያዩ። አብራም ግን በከናኦን ምድር ነበረ፤  
ሎጥ ግን በአካባቢው ከተማ ነበረ፤ እና በሰዶም ደረሰ። ሰዎቹ ግን  
በሰዶም ያሉት ሰዎቶ በእግዚአብሔር ፊት በጣም ክፉዎቶ እና  
ኃጢአተኞቶ ነበሩ። ወእምድላረ ፈለገ ሎጥ እምነሁ፤ አምላክ ደቤሎ  
ለአብራም፡ አንሥኦ አዕይንቲከ ወርአይ እምነ መካኑ ዘአንተ ሀሎክ ይእኬ  
ጎበ ሰሜን ወደቡብ ወምሥራቅ ወባሕር። ምክንያቱም ሁሉን መሬት  
የምታየውን ለአንተ እሰጣታለሁ እና ለዘርህ እስከ ዘላለም። ወእገብር  
ዘርእከ እንደ አሸዋ ምድር፤ ለእመ ይክል ሰብእ ለዮጶብ አሸዋ ምድር፤  
ወዘርእከኒ ይዮጶብ። ተነስተህ አልፍ በምድራ ወደ ርዝመቷ እና ወደ  
ስፋቷ፤ ምክንያቱም ለአንተ እሰጣታለሁ እና ለዘርህ ለዘላለም። እና  
አብራም ድንኳኑን ከፈታ፤ መጥቶ በማምሬ ሶክ ዛፍ አጠገብ ተቀመጠ፤  
እሱም በከብሮም ነበረ፤ እና እዚያ ለእግዚአብሔር መሠዊ ሠራ።

ሆነ በ አማርኛ ገገው ሴናር መንግሥት፣ እና አሪክ ገገው ኤላሳር፣ ኮዶሎጎሞር ገገው ኤላም፣ እና ታርጋል ገገው አሕዛብ፣ ሠረዳ ውግኝ ምስለ ባላ ገገው ሰዶም፣ ወምስለ ባርሳ ገገው ገሞራ፣ ወምስለ ሴናር ገገው አዳማ፣ ወምስለ ሲሞቦር ገገው ሴቦይም፣ ወገገው ባላቅ፣ ዛቲ ደክቲ ሴጎር። ሁሉ እነዚህ ተስማሙ በጨዋማ ሸለቆ ላይ፣ ደህም ያጨው ባሕር ነው። ዐሥራ ወክልኤተ ዓመታት አሙንቱ ተቀነዩ ለኤዶርላዎሜር፣ ወበሠለስቱ ወዐሠርቱ ዓመት ደግሞ ተመደጡ። በአስራ አራተኛው ዓመት ኮዶሎጎሞር እና ከኦርሱ ጋር ያሉ ገገሳን መጡ። እና በአስታሮት ያሉትን ግዙፎቹ፣ እና ካርናኪምን፣ እና ከአነርሱ ጋር ያሉ ጠንካራ አሕዛብን፣ እና በሳዌ ከተማ ያሉትን ኦማውያንን መቱ። ወአሙንቱ፣ ኮራውያን፣ አሙንቱ፣ በአድባረ፣ ሴዒር፣ አስከ፣ ተረቢንቶሰ፣ ፋራን፣ አንተ፣ ደክቲ፣ በገዳም። ወተመልሱ መጽኑ ውስተ ዐይነ ፍትሕ፣ ዛቲ ደክቲ ቃዴስ፣ ወቀጠቡ ኩሎ መላክክተ ዐማሌቅ፣ ወአሞራያንሂ እለ ደነብረ ውስተ ሐዳጾንታማር። ወጣ ግን ገገሥ ሰዶም፣ እና ገገሥ ገሞራ፣ እና ገገሥ አድማ፣ እና ገገሥ ጼቦይም፣ እና ገገሥ ባላቅ፣ ደህ ናት ጸዓር፣ እና ተሰለፏ ላቸው ወደ ጦርነት በሸለቆ በጨዋማ። ወደ ኮዶልሎጎሞር ያኤላም ገገሥ፣ እና ታርጋል ያከሕዛብ ገገሥ፣ እና አማርኛል ያሴናር ገገሥ፣ እና አሪክ ያኤላሳር ገገሥ፣ እነዚያ አራቱ ነገሥት ወደ እነዚያ አምስቱ። ጨዋማው ሸለቆ ግን ያከሰፋልት ጉድጓዶች ነበረ፣ ያሰዶም ገገሥ እና ያገሞራ ገገሥ ሸሹ እና እዚያ ወደቁ፣ ያተተዉት ግን ወደ ተራራማው ሸሹ። ወሰዱም ያሰዶምና ያገሞራ ፈረሶቹን ሁሉ፣ እና ያከነርሱን ምግብ ሁሉ፣ እና ሄዱ። ወሰዱ ደግሞ ለሎጥ ወልደ አጉሁ ለአብራም፣ ወንዋዮ፣ ወሖሩ፣ አስመ ደነብር ውስተ ሰዶም።

ከደረሰ ግን ከተረፏት አንዱ ለዕብራው አብራም አሳወቀ፣ አርሱ ግን ከማምራ አሞራው ባሎት አጠገብ ኖረ፣ ያከስኮል ወንድም፣ እና ያከውናን ወንድም፣ እነዚያም ያከብራም አጋሮቹ ነበሩ። አብራም ወንድሙ ሎጥ መማረኩን ሰምቶ፣ ያራሱን ያቤት ተወላጆቹ ሦስት መቶ አሥር ስምንት ቈጠረ፣ እና አስከ ዳን ድረስ ከጓላቸው ተከተለ። ወበሌሊት ወደቀባቸው አርሱ ከልጆቹ ጋር፣ ወመታቸው፣ ወተከተላቸው አስከ ኮባ፣ አንተ ትኖር በግራ ደማስቆ። ወመለሰ ኩሎ ፈረሰ ሰዶም፣

ወሎጥ ወልደ አኅቱ መለሰ፣ ወኩሎ ንዋዩ፣ ወአንስቲያ፣ ወሕዝበ።  
ንጉሠ ሰዶም ወጣ ወገጠመ እርሱን፣ ከእርሱ ከኬዶርላዎሚር እና ከእርሱ  
ጋር ከነበሩ ነገስታት መምታት ተመልሶ በኋላ፣ ወደ ሻዌህ ሸለቆ፣ ይህም  
የነገስታት ሜዳ ነበረ።

እና መልክ-ጼዴቅ የሆነው የሳሌም ንጉሥ ዳቦና ወደን አወጣ፤  
እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበረ። እና አብራምን ባረከ፣ እና  
አለ፣ ተባርኮ አብራም በልዑል እግዚአብሔር፣ ዘፈጠረ ሰማይንና  
ምድርን። እናም ብጹዕ ደኩን እግዚአብሔር ልዑል ዘአግብአ ፀርከ  
ታሕተ እደዌክ ለከ፤ እናም አብራም ዐሥራተ እምኩሉ ወሀቦ። ንጉሠ  
ሰዶም ለአብራም እንዲህ አለው፡ ሰዎቹን ስጠኝ፣ ንብረቱን ግን ለራስህ  
ውሰድ። አብራም ለሰዶም ንጉሥ እንዲህ አለ፡ እጄን ወደ ልዑል አምላክ  
ኪፕሪዮስ አዘረጋለሁ፣ ሰማይንና ምድርን የፈጠረ። ከክር እስከ የጫማ  
ማሰሪያ ድረስ ከሁሉም ያንተ ነገር አልወስድም፣ እንዲህ እንዳትል፣ እኔ  
አብራምን አበለጸግሁ። ከሆነ ዘበልዑ ወራዙት፣ ወዘክፍል ዘሰብአ  
ዘሐሩ ምስሌየ እስከል፣ አውናን፣ መምብራ፣ እሙንቱ ደንሥኩ ክፍለ።

15

ከዚህ በኋላ ግን እነዚህ ቃላት ሆነ ቃል የጌታ ወደ አብራም በራዕይ  
እያለ፣ አትፍራ አብራም፣ እኔ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህ በጣም ብዙ ይሆናል።  
ይላል ግን አብራም፣ ጌታ ጌታ፣ ምን ትሰጠኛለህ? እኔ ግን ልጅ የሌለኝ  
እሄዳለሁ፣ የቤተሰቤ ልጅ ማሴክ፣ ይህ ደማስቆ ኤልዔዜር። ወይቤ  
አብራም፣ እስመ አንተ ዘርአ ኢወሀብከኒ፣ ውሉደ ቤትየ ይወርሰኒ።  
ወበእንተዘእምድረ፣ ቃለ፡ እግዚአብሔር፣ ኮነ፡ ኅቤሁ፡ እንዘ፡ ይብል፡  
ኢይወርሰከ፡ ዝንቱ፡ አለ፡ ዘይወፀእ፡ እምኔከ፡ ውእቱ፡ ይወርሰከ። አወጣው  
ግን ወደ ውጭ፣ እና አለው፣ ተመልከት እንግዲህ ወደ ሰማይ፣ እና ቁጠር  
ከዋክብትን፣ ከቻልክ እነርሱን ለመቁጠር፣ እና አለ፣ እንደዚህ ይሆናል  
ዘርህ። ወ አመነ አብራም በ እግዚአብሔር ፣ ወ ተኅሰበ ሎቱ ለ ጽድቅ ።  
ግን ወደ እርሱ አለው፣ እኔ እግዚአብሔር ከከልዳውያን አገር ያወጣሁህ  
ነኝ፣ ይህን ምድር እንድትወርስ ለአንተ ለመስጠት። ይላል ግን፣ ጌታ ጌታ፣  
በምን አውቃለሁ እንደምወርሳት? ተናገረ ግን ለእርሱ፡ ውሰድ ለእኔ ጥጃ

ሴት ሦስት ዓመት ያረጁ፤ እና ፍፃሜ ሴት ሦስት ዓመት ያረጁ፤ እና በግ  
 ወንድ ሦስት ዓመት ያረገ፤ እና እንቁራራት፤ እና ርግብ። ወሰዷ ግን ለእርሱ  
 እነዚህን ሁሉ፤ እና በመካከል ከፈለቀው፤ እና አንዱን ለሌላው ተቃራኒ  
 አኖራቸው፤ ወፎቹን ግን አልከፈላቸውም። ወፎቹ ግን ወረዱ በእነዚያ  
 አካላት ላይ፤ በእነዚያ የተከፈሉ ክፍሎቻቸው ላይ፤ እና አብራም ከእነርሱ  
 ጋር ተቀመጠ። ስለ ፀሐይ ምዕራብ ግን፤ ትራንስ በአብራም ላይ ወደቀ፤  
 እና እነሆ፤ ታላቅ ጨለማ ፍርሃት በእርሱ ላይ ይወድቃል። ወተነግረ ወደ  
 አብራም። በእርግጥ ታውቃለህ ምክንያቱም ዘርህ መጻተኛ ይሆናል  
 በምድር የራሱ ባልሆነች፤ ወያሽብሯቸዋል፤ ወያሳዝኗቸዋል፤  
 ወያዋርዷቸዋል፤ አራት መቶ ዓመታት። ዘአምከ ሕዝቡ ዘእመ ያገልግሉ።  
 እኳንኖ አነ፤ ወእምድሳረ እሉ ይወጽኩ እንከ በብዙሳ ንዋይ። አንተ ግን  
 በሰላም ወደ አባቶቻህ ትመለሳለህ፤ በመልካም ሸማግሌነት ተመግቦህ።  
 በአራተኛው ትውልድ ግን ወደዚህ ይመለሳሉ፤ ምክንያቱም  
 የአሞራውያን ኃጢአቶች እስከ አሁን ገና አልተሞሉም። ፀሐይ ወደ  
 ምዕራብ ስትጠልቅ፤ ነበልባል ሆነ፤ እና እነሆ የሚያጨስ እቶን እና የአሳት  
 ቸቦቸ፤ እነዚያም በእነዚህ የተከፋፈሉ ቁርጥራጮቻቸው መካከል አለፉ።  
 በዚያ ቀን እግዚአብሔር ለአብራም ኪዳን አደረገ እንዲህ ብሎ፤ ለዘርህ  
 ይህን ምድር እሰጣለሁ፤ ከግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ወንዝ ዩፍራጥስ።  
 ቁናውያንን፤ ቁኔዛውያንን እና ቀድሞናውያንን። እና የኬጣውያንን፤  
 የፌሬዛውያንን፤ እና የጌፋይምን። ወአሞራውያንሂ፤ ወከናናውያንሂ፤  
 ወሔዋውያንሂ፤ ወጌርጌሳውያንሂ፤ ወይቡሳውያንሂ።

16

ሣራይ ግን የአብራም ሚስት ለእርሱ አልወለደችም፤ ነበረችም  
 ለእርሷ ግብፃዊት አገልጋይ ሴት፤ ስሟ ሃጋር። ሳራይ ግን ለአብራም አለች፤  
 እነሆ እግዚአብሔር ዘጋኝ እንዳልወልድ፤ ስለዚህ ወደ ገረዴ ግባ፤ ከእሷ  
 እንዲሁም ልጆቿን እንዳገኘች፤ አብራም ግን የሳራይን ድምጽ ሰማ።  
 ወወሰዷች፤ ሣራ፡ብእሲተ፡አብራም፡ለሃጋር፡ግብፃዊት፡ወለታ፡ድሳረ፡  
 ዐሠርቱ፡ዓመት፡ዘነበረ፡አብራም፡በምድረ፡ከናካን፡ወሀበታ፡ለአብራም፡  
 ለምታ፡ብእሲተ። እና ወደ ሃጋር ገባ፤ እና ፀነሰች፤ እና እርሷ በማሳፀን  
 እንዳላት አየች፤ እና ጌታዋ በፊቷ ተዋረደች። ሣራይ ግን ለአብራም

አለቸው፤ ከአንተ ተበደልኩ፤ እኔ ወጣቱን ሴቴን ወደ ደረትህ ሰጠሁ፤ ግን እርሷ በማሳፀን እንዳላት ባዳቸ፤ በፊት ተዋረድኩ። እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ። ተናገረ ግን አብራም ወደ ሣራ፡ እነሆ ወጣት ሴት ሰራተኛሽ በእጃቸሽ ናት፤ ተጠቀሟባት እንደ ደብ የሚልሽ ሁኔታ። እና አሳደዱቸት ሣራ፤ እና ሸሸቸ ከፊት።

ያገኛት ግን መልአክ እግዚአብሔር እርሷን በምድረ በዳ ውስጥ በውኃ ምንጭ ላይ፤ በሱር መንገድ ላይ ባለው ምንጭ ዘንድ። ወይላት መልአክ እግዚአብሔር፡ ሃጋር ወሊት ሣራ፡ ከዓት ትመጪ፤ እና ወደ ዓት ትሄጂ፤ እና ደላት፡ ከፊት ሣራ ወይዘሮዬ እኔ እሸሻለሁ። መልአክ እግዚአብሔር ለእርስዋ እንዲህ አላት፡ ወደ ጌታዋ ተመለሻ እና በእጃቿ ስር ተዋረዱ። እና መልአክ እግዚአብሔር አለ፤ በማባዛት ዘርህን እባዛለሁ፤ እና በብዛቱ አይቆጠርም። ወይቤላ መልአክ እግዚአብሔር፡ ናሁ አንቲ በከርሥ ሀለውኪ፡ ወትወልዲ ወልደ፡ ወትሰምዬ ስሞ እስማኤል፡ እስመ ሰምዐ እግዚአብሔር ረዘደክ። ይህ በረሃዊ ሰው ይሆናል፤ እጃቹ በሁሉ ላይ፤ እና የሁሉ እጃቹ በእርሱ ላይ፤ እና በሁሉም ወንድሞቹ ፊት ይኖራል። ወጠራቸ ስመ እግዚአብሔር ዘይተናገር ተቤሃ፡ አንተ አምላክ ዘይራኪኒ፤ እስመ ተቤ፡ ወእስመ ቅድሚያሁ ርኪኩ ዘተራእዩኒ። በዚህ ምክንያት ጉድጓዱን ጠራው ፣ ጉድጓድ የተርኤሁት በፊቱ ፣ እነሆ በቃዴሽ እና በባራድ መካከል ። ወወለደት ሃጋር ለአብራም ወልደ፡ ወጸውዐ አብራም ስመ ወልዱ ዘወለደት ሎቱ ሃጋር ይስማዔል። አብራም ግን ሰማንያ ስድስት ዓመት ነበረ፤ ሃጋር ለአብራም እስማኤልን በወለደቸበት ጊዜ።

ሆነ ግን አብራም የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ነበር። እና ጌታ ለአብራም ታዳው፤ እና አለው፡ እኔ አምላክህ ነኝ፤ በፊቱ ተደሳቸ፤ እና ንጹህ ሁን። እናም ኪዳኔን በእኔና በአንተ መካከል እሰጣለሁ፤ እናም በጣም እበዛሃለሁ። ወወደቀ አብራም በፊቱ። እና እግዚአብሔር ለእርሱ ተናገረ እንዲህ ብሎ፡ እኔ እነሆ ኪዳኔ ከአንተ ጋር ነው፤ እና አንተ የብዙ አሕዛብ አባት ትሆናለህ። ወአይ፡ ይጸዋዕ፡ ደግሜ፡ ስምክ፡ አብራም፡ ግን፡ ይኩን፡

ስምክ፡ ኡብርሃም፡ አስመ፡ አባ፡ ብዙኃን፡ አሕዛብ፡ ሠረጽኩከ። እና በጣም በጣም አጫምርሃለሁ፤ እና ወደ አሕዛብ አሰጥሃለሁ፤ እና ነገሥታት ከአንተ ይወጣሉ። እናም ኪዳኔን በአንተና በአንተ ዘር መካከል ለትውልድጾቻቸው አመሰርታለሁ፤ የአንተና የአንተ ዘር አምላክ ለመሆን ዘለዓለማዊ ኪዳን እንዲሆን። ወአሁን ለከ ወለዘርእከ ምስሌከ ምድረ ዘትነብር ኩላ ምድረ ከናኦን ለርሰት ዘለዓለም፤ ወአከውኖሙ አምላክ። ወደቤ እግዚአብሔር ኅበ ኡብርሃም፡ አንተ ሰ ኪዳንየ ትዕቀብ፡ አንተ ወዘርእከ ምስሌከ ውስተ ትውልድሙ። እና ይህ ኪዳን ዘትጠብቁ በመካከሌ እና በመካከላቸሁ፤ እና በመካከለ ዘርህ ከአንተ ጋር ወደ ትውልድጾቻቸው፤ ደግረዝ ኩሉ ተባዕታቸሁ። እናንተም የእናንተን የቅርፊት ሥጋ ትግረዙ፤ እናም በእኔና በእናንተ መካከል የኪዳን ምልክት ይሆናል። ወሐፃን ስምንት ቀናት ደግረዝ ለእናንተ፤ ኩሉ ተባዕት ውስተ ትውልድክሙ፤ ወበቤት የተወለደ ወበብር የተገዛ እምኩሉ ወልደ ባዕድ፤ ዘአይኮነ እምዘርእከ። በግዝረት ደግዘር ዘተወልደ በቤትከ ወዘተሃየጠ በብር፡ ወትከውን ኪዳንየ ላዕለ ሥጋክሙ ለኪዳን ዘለዓለም። እና ዘደግዘር ተባዕታይ፡ ዘኢይትገዘር ስጋ ቁርባተ ኪዳኑ በመዓልቲ ሳምንት፡ ትትሐጎል ነፍሲ ይእቲ እም ዘመዳ፡ አስመ ኪዳንየ ሰበረ። ወአመነ፡ እግዚአብሔር፡ ለኡብርሃም፡ ሣራ፡ አንተ፡ ብአሲትከ፡ ኢትሰመይ፡ ሰማ፡ ላቲ፡ ሣራ፡ ሣራ፡ ትከውን፡ ሰማ፡ ላቲ። እባርካታለሁ ግን አሲን፤ እና ከአሲ ልጅ አሰጥሃለሁ፤ እና አባርከዋለሁ፤ እና ወደ አሕዛብ ይሆናል፤ እና የአሕዛብ ነገሥታት ከአሱ ይወጣሉ። ወኡብርሃም በፊቱ ወደቀና ሳቀ፤ በልቡም እንዲህ አለ፡ መቶ ዓመት ለሆነው ልጅ ይወለድለታል? ሣራም ዘጠና ዓመት ሆኗት ትወልዳለች? ይቤ፡ ደግሞ፡ ኡብርሃም፡ ኅበ፡ እግዚአብሔር፡ ይስማዔል፡ ዝንቱ፡ ይንበር፡ ቅድሜከ። ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ኡብርሃም፡ አዎ፤ እነሆ ሣራ ሚስትህ ልጅ ትወልድልሃለች፤ እና ስሙን ይስሐቅ ትጠራዋለህ፤ እና ኪዳኔን ከእርሱ ጋር አቆማለሁ፤ ወደ ዘለዓለም ኪዳን፤ ለእርሱ እግዚአብሔር መሆን እና ለዘሩ ከእርሱ ጋር። ስለ አስማኤል ግን እነሆ ሰማሁህ፤ እና እነሆ ባረከሁት፤ እና አበዛዋለሁ፤ እና በጣም አብዛዋለሁ፤ ሁለት ዐሥር አሕዛብ ይወልዳል፤ እና ወደ ታላቅ አሕዛብ አስጠዋለሁ። ውሉን፡ግን፡ የእኔን፡ከይስሐቅ፡ጋር፡አቆማለሁ፡አሱን፡ሣራ፡ትወልድልሃለች፡በዚህ፡ጊዜ፡

በሚቀጥለው፡ዓመት፡፡ ከእርሱ ጋር መናገሩን ጨርሶ፤ እግዚአብሔር ከአብርሃም ዐረገ፡፡

ወወሰደ አብርሃም እስማኤልን ልጁን፤ ወኩሎሙ የቤተሰቦቹን፤ ወኩሎሙ በብር የተገዙትን፤ ወኩሎ ወንድ ከሰዎቹ ከቤተ አብርሃም፤ ወገረዘ ቁርባናቸውን በዚያ ቀን በጊዜው፤ እንደ ተናገረው ለእርሱ እግዚአብሔር፡፡ አብርሃም ግን ዘጠና ዘጠኝ ዓመት ነበረ፤ የራሱን የቁርባት ሥጋ ሲገረዝ፡፡ ኢስማኤል ግን ልጁ የዐሥራ ሦስት ዓመት ነበረ እንዲህ የቁርባት ሥጋ ሲገረዝ፡፡ በዚያ ቀን ጊዜ አብርሃም ተገረዘ እና እስማኤል ልጁም ተገረዘ እና ሁሉም የቤቱ ወንዶች፤ እና የቤት አባላቱ፤ እና በብር የተገዙት ከውጭ አገሮች፡፡

18

ተመለከተ ግን ለእርሱ እግዚአብሔር ወደ ዱር በለውጥ ማምሬ፤ ሲቀመጥ እርሱ በበር ድንኳኑ በቀትር፡፡ ዓይኖቹን ከፍ አድርጎ ተመለከተ እና አየ፤ እናም እነሆ ሦስት ሰዎች ከላዩ ቆመው ነበር፤ እና ባየ ጊዜ፤ ከድንኳኑ በር ወደእነርሱ ለመገናኘት ሮጠ፤ እና ወደ መሬት ሰገደ፡፡ ወይቤ፡ እግዚአ፡ እመ፡ ረከብኩ፡ ሞገሰ፡ ቅድመ፡ ከ፡ ኢትሐልፍ፡ ለገብርከ፡፡ ውሃ ይወሰድ እንግዲህ፤ እና እግሮቻቸውን ይታጠቡ፤ እናም በዛፏ ስር ቀዝቀዙ፡፡ እና ዳቦን አወሰዱለሁ፤ እናንተም ትበላላቸው፡፡ ከዚህ በኋላም ወደ መንገዳቸው ትሄዳላቸው፤ ወደ ልጃቸው ስለዘራቸው፡፡ እናም አለ፤ እንደተናገርክ እንደዚህ አድርግ፡፡ ወፈጠነ አብርሃም ውስተ ድንኳን ጎበ ሣራ ወይቤላ፡ ፈጥኒ ወዐጽዲ ሠለስተ መካደለ ሰሚድ ወግበሪ ጎብስተ ሐሪ፤ ወውስተ፡ እላ፡ አብዕልት፡ ሮጸ፡ አብርሃም፡ ወነሥአ፡ ልሙጠ፡ ጥጃ፡ ወሠናዩ፡ ወወሀቦ፡ ለወልድ፡ ወአፍጠነ፡ ለግብረ፡፡ ወሰደ ግን ቅቤና ወተትና ያደረገውን ጥጃ፤ እና አቀረበላቸው፤ እነርሱም በሉ፤ እርሱ ግን በዛፏ ስር ቆሞ ነበር፡፡

ተናገረ ግን ወደ እርሱ፡ የት ሣራ ሚስትህ? እርሱ ግን መልስ ሰጥቶ ተናገረ፡ ተመልከት፡ በድንኳን ውስጥ፡፡ አለ ግን፡ እመለሳለሁ እመጣለሁ ወደ አንተ እንደዚህ ጊዜ በሰዓቱ፤ እና ልጅ ትይዛለኝ ሣራ ሚስትህ፡፡ ሣራ

ግን ሰማቸ በድንኳኑ በር ኋላው ሆና። ከብርሃምና ሣራ በዕድሜ የገሰገሱ ሽማግሌዎች ነበሩ፤ ለሣራም የሴቶች ነገር ተቋርጦ ነበር። ሣራ ግን በራሷ እያለች ሳቀች፣ ገና እስካሁን ድረስ ለእኔ አልሆነም፤ ጌታዬ ግን ሽማግሌ ነው። ወይቤ እግዚአብሔር ጎበ ከብርሃም፣ ለምንት ሠሐቀት ሣራ ውስተ ርእሳ እንደ ትብል፣ እንግርሃ በአማን አወልድ፣ አነሰ አረገውኩ። ለእግዚአብሔር ምንም ቃል የማይቻል አይሆንም፤ በዚህ ጊዜ ወደ አንተ እመለሳለሁ በሰዓቱ፣ እና ለሣራ ልጅ ይሆናል። አስተባባሽ ግን ሣራ እያለች፣ አልሣቅሁም ፈራች ለ። እና አለ ለእርሰዋ፣ አይ፣ ግን ሣቅሽ።

ከዚያ ተነስተው ሰዎቹ የሰዶምንና የገሞራን ፊት ተመለከቱ። ከብርሃም ግን እያሸገገው ከእነርሱ ጋር ተጓዘ። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ፣ ከአገልጋዬ ከከብርሃም እኔ የማደርገውን አልደብቅም። ከብርሃም ግን ወደ ታላቅና ብዙ ሕዝብ እየሆነ ይሆናል፤ እናም የምድራቱ ሕዝቦች ሁሉ በእርሱ ይባረካሉ። አውቅ ነበር ምክንያቱም ለደቆቹና ለቤቱ ከእርሱ በኋላ ይዘዝ፣ እናም የእግዚአብሔርን መንገዶች ጠብቀው ጽድቅና ፍርድ ይፈጽሙ፤ እንዲሁም እግዚአብሔር ለከብርሃም የተናገረውን ሁሉ ያመጣለት። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ የሰዶምና የገሞራ ጩኸት ወደ እኔ ተባዘቷል፤ እናም ጎጠካቸው እጅግ ታላቅ ነው። ስለዚህ ወርዶ እመለከታለሁ፤ እንደ ጩኸታቸው የሚመጣው ወደ እኔ ይፈጸማል ወይስ አይደለም፤ እንደማውቅ። ወገብረ፣ እምህዩ፣ እሙንቱ፣ ብእሳን፣ መጽኑ፣ ውስተ፣ ሰዶም፣ ከብርሃም፣ ደግሞ፣ ገና፣ ቆሞ፣ ነበረ፣ ቅድመ፣ እግዚአብሔር። እና ከብርሃም ቀርቦ እንዲህ አለ፣ ጻድቁን ከረገዙ ጋር አትጥፋ፣ እና ጻድቁ እንደ ረገዙ ይሆናል። እመ ይኩኑ ጎምሳ ጻድቁን በውስተ ሀገር፣ ታጠፍኦሙ፣ ኢትፊትሕኑ ኩሎ ምድረ በእንተ እሙንቱ ጎምሳ ጻድቁን፣ እመ ይኩኑ በውስተታ፣ በምንም መንገድ አንተ እንደዚህ ያለውን ቃል አታደርግ፣ ጻድቁን ከረጁሙ ጋር ለመገደል፣ እና ጻድቁ እንደ ረጁሙ ይሆናል፣ በምንም መንገድ። ሁሉን ምድር የሚፈርድ፣ ፍርድ አታደርገም? ጎሚታ ግን ተናገረ፣ ከሆነ በሰዶም ከተማ ውስጥ ሃምሳ ጻድቁን ቢሆኑ፣ በእነርሱ ምክንያት ሙሉዋን ከተማ እና ሁሉንም ቦታ አለቅቃለሁ። ወመጺኦ፣ ከብርሃም፣ ይቤ፣ ይእዜ፣ አጎዝኩ፣ ይንገር፣ ጎቡ፣ እግዚአኖ፣ አነ፣ ወ፣ አሄ፣ መራት፣ ወ፣ አመድ። ግን እነዚያ ሃምሳ

ጻፏቸው ወደ አርባ አምስት ቢቀንሱ፤ በእነዚያ አምስት ምክንያት ሁሉንም ከተማዋን ታጠፋለህ? እና እርሱም አለ፤ አይ፤ እዚያ አርባ አምስት ብያገኝ አላጠፋም። እና አከለ እንደገና ወደ እርሱ ለመናገር፤ እና አለ፤ ግን እንደ እዚያ አርባ ይገኙ፤ እና አለ፤ በአርባው ምክንያት አላጠፋም። እና አለ፤ አይ ይታዩ፤ እንደ እናገር፤ ግን እዚያ ሰላሳ ቢገኙህ፤ እና አለ፤ ስለ ሰላሳው ምክንያት አልጠፋም። እና አለ፤ ምክንያቱም ከጌታ ጋር ለመናገር አለብኝ፤ ግን እዚያ ሃያ ከተገኙ፤ እና አለ፤ እዚያ ሃያ ካገኘሁ አላጠፋም። እና አለ፤ አይ ይታ፤ እንደ እናገር ገና አንዴ፤ እንደ ግን እዚያ አስር ይገኙ፤ እና አለ፤ በአስሩ ምክንያት አላጠፋም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሄደ፤ ከአብርሃም ጋር መናገሩን ሲያቆም፤ እና አብርሃም ወደ ቦታው ተመለሰ።

19

ሁለቱ መላእክት ወደ ሰዶም በማታ መጡ። ሎጥ ግን በሰዶም በር ዘንድ ተቀምጦ ነበረ፤ ሎጥ ባዩ ጊዜ ለመቀበላቸው ተነሳ፤ እና ፊቱን ወደ መሬት ደፍቶ ሰገደ። ወይቤ፣ ናሁ፣ አጋእዝት፣ ግብኩ፣ ውስተ፣ ቤተ፣ ገብርክሙ፣ ወባቱ፣ ወሳዳቡ፣ እገሪክሙ፣ ወጌሠምክሙ፣ ትሖሩ፣ ውስተ፣ ፍኖትክሙ። ወይቤሉ፣ አኮ፣ አላ፣ ውስተ፣ ባሕረ፣ ንባቲ። እና አስገደዳቸው፤ እነርሱም ወደ እርሱ ዞሩ፤ እና ወደ ቤቱ ገቡ፤ እና ለእነርሱ መጠጥ አደረገ፤ እና ያልተፈተፈተ ዳቦ ለእነርሱ ጋገረ፤ እና በሉ። ከመንቀሳቀሳቸው በፊት፣ የከተማው ሰዎች፣ ሰዶማውያን ቤቱን ከበቡ፤ ከወጣት እስከ ሸማግሌ፣ ሁሉም ሕዝብ በአንድ ጊዜ። እና ሎጥን ጠሩ፤ እና ወደ እርሱ እንዲህ አሉት፤ ዛሬ ማታ ወደ አንተ የገቡት ወንዶች የት ናቸው? ወደ እኛ አውጣቸው፤ ከእነርሱ እንድንገናኝ። ሎጥ ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ፤ በሩን ደግሞ ከኋላው ዘጋው። ብሎም ወደ እነርሱ፤ በምንም መንገድ ወንድሞቼ አትክፉ። ግን ለእኔ ሁለት ሴት ልጆቼ አሉኝ፤ እነርሱ ወንድን አያውቁም፤ እነርሱን ወደ እናንተ አወጣለሁ፤ እና እንደ ፈለጋችሁ በእነርሱ ተጠቀሙ፤ ብቻ እነዚህን ወንዶች ኢፍትሃዊ ነገር አታድርጉባቸው፤ ምክንያቱም የእኔን መጠለያ ገብተዋል። አሉት ግን ለእርሱ ራቅ እዚያ፤ መጣህ ለመቆየት፤ አይደለም እንዲሁም ፍርድ ለመፍረድ? አሁን ስለዚህ አንተን እንጎዳ ይልቅ ከእነዚያ። እና ገደዱ

ሰውየውን ሎጥን በጣም፤ እና ቀረቡ ለመሰባበር በሩን። ነገር ግን አነዚያ ሰዎች እጅግቸውን ዘርግተው ሎጥን ወደ አራሳቸው ወደ ቤቱ ጎትተው አስገቡት፤ እና የቤቱን በር ዘጉት። ሰዎቹን ግን የሆኑ ላይ በር ቤቱ መቱ በ ዕውርነት ከ ትንሽ አስከታላቅ፤ እና ተደናገጡ እየፈለጉ በሩን። ሰዎቹ ግን ለሎጥ አሉት፤ እዚህ ለአንተ ወንድሞች አሉ፤ ወይስ ወንዶች፤ ወይስ ሴቶች፤ ወይስ ሌላ የሆነ ሰው ለአንተ በከተማዋ ነው፤ ከዚህ ቦታ አውጣ። ስለ እኛ እናጠፋለን ቦታውን ይህን፤ ስለ ተነሣ ጩኸታቸው ፊት እግዚአብሔር፤ እና እግዚአብሔር ላከን ለማጥፋት አሏን። ሎጥ ወጣ እና ከሴት ልጆቹ ጋር ያገባ አማቶቹ ጋር ተናገረ፤ ተነሱ እና ከዚህ ቦታ ውጡ፤ ምክንያቱም ጌታ ከተማዋን ያጠፋታል አላቸው። ግን በአማቶቹ ፊት እንደሚቀልድ ታየ። ንጋት ሲመጣ ግን መላእክቱ ሎጥን ቸኩለው እያሉ፤ ተነሳና ሚስትህንና ሁለቱን ሴት ልጆቻህን አነዚያን የምትደዘቸውን ውሰድና ውጣ፤ አንተም ከከተማዋ ኃጢአቶች ጋር እንዳትጠፋ። ወተሰቀጠጡ፡ወአጎዙ፡መላእክት፡አዴሁ፡ወአደ፡ብእሲቱ፡ ወአደወ፡ክልኤቲሁ፡አዋልዱ፡በአንተ፡ያሕደዎ፡እግዚአብሔር።

ወሆነ መቼ አወጡት ወጪ፤ ወእሙ፤ አድላን የራስህን ነፍስ፤ አትመልከት ወደ ኋላ፤ ወአትቁም በሁሉ ክልል፤ ወደ ተራራ አድን፤ ፈጽሞ እንዳትወሰድ። ወይቤሎሙ፡ ሎጥ፡ እምሳሮሙ፡ አለምን። ጌታ ሆይ፤ ባሪያህ ምሕረትን በፊትህ ስላገኘ፤ እና ጽድቅህን ዘታደርግ በላዬ አበዳድህ፤ ነፍሴን ለማኖር፤ እኔ ግን ወደ ተራራ ለመድላን አልቸልም፤ እኩይ ፈጽሞ እንዳይደዘኝ፤ እና አሞት። ተመልከት፤ ይህ ከተማ አዚያ ለመሸሸ ቅርብ ነው፤ አሱ ትንሽ ነው፤ እና አዚያ አድናለሁ፤ ትንሽ አይደለችም እንዴ፤ እና ነፍሴ በእርስዎ ምክንያት ትኖራለች። ወይቤሎ፡ ናሁ፡ አንከርኩ፡ ገጸክ፡ ወበዝንቱ፡ ቃል፡ ዘኢአውድቅ፡ ሀገረ፡ አንተ፡ ተናገርክ። ስለዚህ አዚያ ለመዳን ቸኩል፤ አንተ አዚያ አስክትመጣ ድረስ ምንም ነገር ማድረግ አልቸልም። በዚህ ምክንያት የዚያን ከተማ ስም ጸዓር ብሎ ጠራው። ፀሐይ ወፅኦ ላዕለ ምድር ፣ ወሎጥ ቦኦ ውስተ ሴጎር ። ወእግዚአብሔር አዘነመ ላዕለ ሰዶም ወገሞራ ዘመለኮት ወእሳት እምሳበ እግዚአብሔር እምሰማይ። ወአጥፍኡ፡ ለእላንተ፡ አህጉር፡ ወለኩሉ፡ አውራጅ፡ ወለኩሎሙ፡ አለ፡ ይነብሩ፡ ውስተ፡ አህጉር፡ ወለአለ፡ ይበቅሉ፡ እምነ፡ ምድር። ወተመልከተት፡ ብእሲቱ፡ ውስተ፡ ድላረ፡ ወኮነት፡

ዐምደ፡ ጨው፡፡ ቀደመ ግን አብርሃም በጠዋት ወደ ቦታው፣ ዘቆመ በፊተ እግዚአብሔር፡፡ እና ተመለከተ ወደ ሰዶምና ገሞራ ፊት፣ እና ወደ አካባቢው ፊት፣ እና አየ፣ እና እነሆ ነበልባል ከምድር እየወጣ ነበር፣ እንደ እቶን ትነት፡፡ እና ሆነ አምላክ ሁሉንም የአካባቢውን ከተሞቹ በማጥፋቱ ጊዜ፣ አምላክ አብርሃምን አስታወሰ፣ እና ሎጥን ከጥፋቱ መካከል ላከ፣ ጌታ ሎጥ በውስጣቸው የኖረባቸውን ከተሞቹ በማጥፋቱ ጊዜ፡፡

ሎጥ ግን ከሶገር ወጣ፣ እና እርሱ በተራራ ተቀመጠ፣ እና ሁለቱ ሴት ልጆቹ ከእርሱ ጋር፣ በሶገር መኖር ፈራ ስለዚህ፣ እና በዋሻ ኖረ እርሱ፣ እና ሁለቱ ሴት ልጆቹ ከእርሱ ጋር፡፡ አለቶ እንግዲህ ዘይአቲ ዐባይ ጎበ ይአቲ ንአስት፡ አቡነ ዐባይ ነው፡ ወአልቦ ውአቱ ላዕለ ይአቲ ምድር ዘይገባእ ጎቤነ፡ ከመ ደደሉ ለኩሉ ይአቲ ምድር፡፡ ና እናጠጣ አባታችንን ወይን፣ እና እንተኛ ከእርሱ ጋር፣ እና እናስነሳ ከአባታችን ዘር፡፡ አጠጡት ደግሞ ለአባታቸው ወይን በዚያ ሌሊት፣ እና ታላቂቱ ገብታ ከአባቷ ጋር ተኛቸ በዚያ ሌሊት፣ እና አላወቀም በመተኛቱ ጊዜ እና በመነሳቱ ጊዜ፡፡ ሆነ ግን በማግስቱ፣ እናም ታላቂቱ ወደ ታናሽቱ አለቶ፣ እነሆ ትናንት ከአባታችን ጋር ተኛሁ፣ በዚህ ሌሊት ወይን እናጠጣው፣ እናም ገብተሽ ከአሱ ጋር ተኚ፣ እናም ከአባታችን ዘር እናስነሳ፡፡ አጠጡም በዚያ ሌሊት አባታቸውን ወይን፣ እና ታናሽዋ ገብታ ከአባቷ ጋር ተኛቸ፣ እና አሱ በመተኛቱ እና በመነሳቱ ጊዜ አላወቀም፡፡ ወተፀነሳ፡ ክልኤቱ፡ አዋልደ፡ ሎጥ፡ እምአቡሆን፡፡ ወወለደት አሳት ትልቅ ወልደ ወጸውዐት ስሞ ሞአብ እንዘ ትብል እምአቡየ ዝንቱ አቡ ሞአብውያን እስከ ዛቲ ዮም፡፡ ትንሿም ወልድ ወለደች፣ ስሙንም አምማን ብላ ጠራችው፣ እያለችም፡ የዘሬ ወልድ፣ ይህ የአምሞናውያን አባት እስከ ዛሬ ድረስ ነው፡፡

ወአንቀሳቀሰ እምህየ አብርሃም ውስተ ምድር ጎበ ደቡብ፣ ወነበረ በመካከለ ቃዴስ ወበመካከለ ሱር፣ ወተጋየረ በገራራ፡፡ አብርሃም ስለ ሚስቱ ሣራ፣ አህቱ ናት አለ፣ ሚስቱ ናት ለማለት ፈራ፣ የከተማው ሰዎቹ በእርስዋ ምክንያት ይገድሉት ይሆናል ብሎ፡፡ ነገር ግን የገራራ ንጉሥ

አቢሜሌክ ላከ፣ እና ሣራን ወሰዷ። ወመጽኦ አግዚአብሔር ትባ  
አቢሜሌክ በሐልም በሌሊት፣ ወደቤሎ፣ ናሁ አንተ ትመውት በእንተ  
ደክቲ ብአሲት አንተ ነሣአከ፣ እስመ ደክቲ አንተ ነበረት ምስለ ብአሲ።  
አቢሜሌክ ግን አሲን አልነካትም፤ እናም እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ፣  
የማያውቅ እና ጻድቅ ሐዝብ ታጠፋለህ? እርሱ ራሱ እህቱ ናት  
አላለኝምን? እናም አሲም ወንድሜ ነው አለኝኝ። ይህን በንጹህ ልብ እና  
በጽድቅ እጆቹ አደረግሁት። ተናገረ ግን ለእርሱ አግዚአብሔር  
በእንቅልፍ፣ እናም እኔ አወቅሁ ምክንያቱም በንጹህ ልብ አደረግህ  
ይህን፣ እና ቆጠብሁህ እንዳትበደል ወደ እኔ፣ ስለዚህ አልፈቀድሁህም  
እሲን እንድትነካ። አሁን ግን ሴትየዋን ለሰውየው መልስ፣ ምክንያቱም  
ነቢይ ነው፣ እና ስለአንተ ደጸልያል፣ እና ትኖራለህ። ግን ካልመለስክ፣  
እንደምትሞት ታውቃለህ አንተ እና ሁሉም የአንተ። እና አቢሜሌክ  
በማለዳ ጠዋት ተነሣ፣ እና ኩሎሙ ደቂቁን ጠራ፣ እና እነዚህን ኩሎሙ  
ቃላት ወደ ጁሮቻቸው ተናገረ፣ ግን ኩሎሙ ሰዎች በጣም ፈሩ። ወጠራ  
አቢሜሌክ ለአብርሃም ወደቤሎ፣ ምንት ዘንተ ገበርክ ለነ? ኢጎጣእነኑ  
ለከ፣ እስመ አምጻአክ ላዕሌየ ወላዕለ መንግሥትየ ትጢአተ ዐቢየ? ግብረ  
ዘአልቦ ዘይገብር ገበርክ ሊተ። አቢሜሌክ፡ደግሞ፡ለአብርሃም፡አል፡ምን፡  
አይተህ፡ነው፡ይህን፡ያደረግከው። ተናገረ ግን አብርሃም፣ አልኩ ሆነ፣  
ስለዚህ አይደለም አምላክ ፍርሃት በዚህ ቦታ፣ እኔንም ይገድሉኛል  
በሚስቴ ምክንያት። እና እንደ አውነቱ እህቱ ናት ከአባት፣ ግን ከአናት  
አይደለኝም፤ ሆነኝ ግን ለኔ ለሚስት። ሆነ ግን አግዚአብሔር ከአባቴ  
ቤት ሲያወጣኝ፣ እንዲህ አልኳት፣ ይህን ጽድቅ ለእኔ ታደርጋለሽ፣  
ወደምንገባው ሁሉ ቦታ እዚያ ስለእኔ ተናገሪ፣ ወንድሜ ነው። አቢሜሌክ  
ግን ሺህ ዲድራክማ፣ በጎቶ፣ ጥጃዎቶ፣ ልጆቶ እና ወጣት ሴቶቶን ወስዶ  
ለአብርሃም ሰጠ፤ እናም ሚስቱን ሣራን መለሰለት። እና አቢሜሌክ  
ለአብርሃም አለ፣ እነሆ መሬቴ በፊትህ ነው፣ የት እንደሚስማማህ ኑር።  
ለሣራ ግን አለ፣ እነሆ ሺህ ዲድራክማ ለወንድምሽ ሰጠሁ፣ እነዚህ ለሽ  
የፊትሽ ክብር ይሆኑ፤ ወለኩሉ አለ ምስሌሽ፤ ወኩሎ በእምነት ተናገሪ።  
አብርሃም ወደ አግዚአብሔር ጸለየ፣ አግዚአብሔርም አቢሜሌክንና  
ሚስቱንና ገረዶቹን ፈወሰ፣ እነርሱም ወለዱ። ምክንያቱም  
አግዚአብሔር ከውጭ በአቢሜሌክ ቤት ያለውን ሁሉንም ማህፀን  
በሣራ፣ የአብርሃም ሚስት፣ ምክንያት ዘግቶ ነበር።

ወእግዚአብሔር ግብኝ ለሣራ፣ እንደ አለ። ወገባረ እግዚአብሔር ለሣራ፣ እንደ ተናገረ። ወእንዘ፣ ፀንሰት፣ ወለደት፣ ለአብርሃም፣ ወልደ፣ ውስተ፣ ሴብሐ፣ ውስተ፣ ጊዜ፣ በከመ፣ ተናገረ፣ ሎቱ፣ እግዚአብሔር። ወጠራ አብርሃም ስመ ወልደዱ ዘኮነ ሎቱ፣ ዘወለደት ሎቱ ሣራ፣ ደስሐቅ። ገረዘ እንከ አብርሃም ለደስሐቅ በስምንተኛው ቀን፣ እንደ አዘዘው እግዚአብሔር። እና አብርሃም መቶ ዓመት ነበረ፣ መቼ ደስሐቅ ወልደዱ ለእርሱ ሲወለድ። ሳራ ግን አለቸ፣ ጌታ ለእኔ ሳቅ አደረገ፣ ማንም የሚሰማ ከእኔ ጋር ይደሰታል። እና አለቸ፣ ማን ለአብርሃም ያሳውቃል ሣራ ልጅ ታጠባለች ብሎ? ምክንያቱም በሽማግሌነቱ ወልድ ወለድኩ። ወአብዝኅ ኅ-አቱ ሕፃን ወተፈለጠ፤ ወገብረ አብርሃም ድግስ ዐቢየ በዘ ዕለት ተፈለጠ ደስሐቅ ወልደዱ። ሣራ ግን የግብፃዊቱ ሐጋር ልጅ ለአብርሃም የተወለደውን ከልጇ ከደስሐቅ ጋር ሲጫወት ባየች ጊዜ፣ ወትቤሎ ለአብርሃም አውጽኦ ለዛቲ ወለተ ወለወልዳ እስመ ኢደወርስ ወልደዱ ዛቲ ወለተ ምስለ ወልድዩ ደስሐቅ። ጠንካራ ግን ቃሉ በጣም ታየ በአብርሃም ፊት ስለ ልጇ። ተናገረ ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም፣ አይኑር ከባድ በፊትህ ስለ ልጇ እና ስለ ገረዱ፣ ሁሉ ምን ያህል ትልህ ሣራ፣ ስማ ድምጹን፣ ለምክንያቱ በደስሐቅ ይጸራልህ ዘርህ። እናም የዚህን ገረድ ልጅ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ፣ ምክንያቱም የአንተ ዘር ነውና። ተነሣ ግን አብርሃም በጠዋት፣ እና ወሰደ እንጂራዎችና የውሃ ቆዳ፣ እና ሰጠ ለሃጋር፣ እና አኖረ ልጁን በትከሻዋ ላይ፣ እና ላከች። ሄደች ግን ተቅበዘበዘች በምድረ በዳ፣ በመሐላ ጉድጓድ። ውሃው ከቆዳ ከረጢቱ ተጠናቀቀ፣ እና ልጁን በአንድ የጥድ ዛፍ በታች ጣለች። ከሄደች በኋላ ከእርሱ ፊት ለፊት ከርቀት ተቀመጠች፣ እንደ ቀስት ጥይት፣ ምክንያቱም አለች፣ አይ፣ አይ እመለከት ሞትን የልጄን። እና ከእርሱ ፊት ለፊት ተቀመጠች፣ ልጇም ከጮኸ በኋላ አለቀሰ። አምላክ ግን የልጁን ድምፅ ከነበረበት በታ ሰማ፣ እና የአምላክ መልአክ ሐጋርን ከሰማይ ጠራ፣ እና ለእርስዋ አለ፣ ምን ሆነ ሐጋር? አትፍሪ፣ አምላክ የልጁን ድምፅ ከሚገኝበት በታ ሰምቷልና። ተነሣ እና ውሰድ ዘሕፃነ፣ እና ያዝ በእጅህ፣ ለእኔ ወደ ሕዝብ ዐቢይ እገብረዋለሁ። እና እግዚአብሔር ዓደኖቿን አወጣ፣ እና ሕያው ውሃ ጉድጓድ ተመለከተች፣ እና ሄደች፣ እና

ቆርቆሮውን በውሃ ሞላቸ፣ እና ልጁን አጠጣቸ። ወእግዚአብሔር፡  
ሀሎ፡ ምስለ፡ ውሉ፡ ወዐበዩ፡ ወጎደረ፡ በገዳም፡ ወኮነ፡ ቀስተኛ። እና  
በምድረ በዳኖረ፤ እናቱም ከግብጽ ፋራን ሴት ወሰዷቸለት።

በዚያ ጊዜ ሆነ ፣ አቢሜሌክና የእርሱ አማካሪ ኦኮዛት እና የእርሱ  
የጎደል አዛዥ ፊኮል ወደ አብርሃም እያሉ አሉ ፣ እግዚአብሔር  
በምታደርገው ሁሉ ከአንተ ጋር ነው። አሁን ስለዚህ ምላህ እኔ በአምላክ  
እንዳትበደለኝ ወይም ዘሬን ወይም ስሜን፣ ግን በጽድቅ እኔ ያደረግሁት  
ከአንተ ጋር እንደሆነ ከእኔ ጋር ታደርግ እና በዚህ ምድር እንተ  
የነበርክበት። ወአለ፡ አብርሃም፡ አነ፡ እምሐል። ወገሠጸ አብርሃም  
ለአቢሜሌክ በአንተ ዐዘቅተ ማደ ዘነሥኡ ደቂቁ ለአቢሜሌክ። እና  
አቢሜሌክ ለእርሱ እንዲህ አለ፡ ደህን ነገር ለአንተ ማን እንዳደረገ  
አላውቅም፣ አንተም ለእኔ አላሳወቅክኝም፣ እኔም አልሰማሁም፣ ዛሬ  
ብቻ። እና አብርሃም በጎቸና ጥጃዎቹን ወስዶ ለአቢሜሌክ ሰጠ፣  
ሁለቱም ኪዳን አደረጉ። ወአቆመ አብርሃም ሰባት አጣሊያን በጎቸ ብቻ።  
ወደቤ አቢሜሌክ ለአብርሃም፡ ምንት ውን እማንት ሰብዐ አባግዕ  
እምእላንቱ አባግዕ፡ እለ አቀምከ ባሕቲቶን። ወደቤ አብርሃም፡ ሰበ  
እላንተ ሰብዐ አባግዕ ትነሥእ እምኔየ፣ ከመ ደኩኑ ሊተ ውስተ ምስክር፣  
ሰበ አነ ቈረጽኩ እለ ዐዘቅተ ዛቲ። በዚህ ምክንያት የዚያን ቦታ ስም  
የመሐላ ጉጵጋጵ ብሎ ሰየመው፣ ምክንያቱም እዚያ ሁለቱም መሐሉ።  
ወአደረጉ ቃል ኪዳን በጉጵጋጵ መሐላ። ተነሣ ግን አቢሜሌክ፣ አሑዛት  
አማካሪው፣ ወፊኮል አዛዥ ጎደሉ፣ ወተመለሱ ወደ ምድረ  
ፍልስጥኤማውያን። ወተከለ አብርሃም እክለ ላዕለ ዐዘቅተ መሐላ፣  
ወጸወዐ ህየ ስመ እግዚአብሔር፡ አምላክ ዘለዓለም። አብርሃም፡ደግሞ፡  
በፊልስጥኤማውያን፡ምድር፡ብዙጋን፡መዋዕለ፡ነበረ።

ወኮነ፡ ድጎረ፡ እሉ፡ ቃላት፡ እግዚአብሔር፡ ፈተነ፡ ለአብርሃም፡  
ወደቤሎ፡ አብርሃም፡ አብርሃም፡ ወደቤ፡ ናሁ፡ አነ። እናም አለ፡ ውሰድ  
ልጅህን የተወደደውን ዘወደድከውን ደስሐቅን፤ እና ሂድ ወደ ከፍተኛዎ  
ምድር፤ እና አስዕርገው እዚያ ለመሥዋዕት በአንዱ ከተራሮቹ ዘእነገርህ።

ተነሥቶ ግን አብርሃም ጽባሕ አሰረቀ አድጋ ሊቱ፤ ነሥኦ ግን ምስሌሁ ክልኤቱ ደቁቀ ወይስሐቅ ወልደ ሊቱ፤ ወሰሐቀ እንጨተ ለመሥዋዕት፤ ተነሥቶ ሖረ፤ ወመጽኦ ላዕለ መካን ዘይቤሎ እግዚአብሔር በዕለት ሣልስት። ወአብርሃም አደኖቹን ወደ ላይ አንስቶ ተመለከተ፤ በታውን ከርቀት አዩ። እናም አብርሃም ለአገልጋዮቹ አለ፡ እናንተ እዚህ ከአህያው ጋር ተቀመጡ፤ እኔና ልጁ እስከዚህ እንሄዳለን፤ ከሰገድንም በኋላ ወደ እናንተ እንመለሳለን። ወነሰኦ አብርሃም እንጨተ መሥዋዕተ ማቃጠያ፤ ወአኖረ ላዕለ ደስሐቅ ወልዱ፤ ወነሰኦ በእዴሁ እሳተ ወሰደፈ፤ ወሖሩ ክልኤቱ አብረው። ደስሐቅ ወደ አባቱ አብርሃም፤ አባቱ አለ፡ እርሱም ምን ነው ልጄ? አለ፡ ደስሐቅም እነሆ እሳቱና ዕንጨቱ፤ ለመሥዋዕተ የሚሆነው በግ የት ነው? አለ፡ አብርሃም ግን አለ፡ እግዚአብሔር ለራሱ በግ ለመሥዋዕት ያያል፤ ልጄ። ሁለቱም አንድ ላይ ሄዱ፤ መጡ ወደ በታው፤ ዘአለው እግዚአብሔር ለእርሱ፤ እና አብርሃም አዚያ መሠዋዊያውን ሠራ፤ እና እንጨቱን አኖረ፤ እና ልጁን ደስሐቅን አስሮ፤ እርሱን በመሠዋዊያው ላይ በእንጨቱ በላይ አኖረው። እና አብርሃም እጁን ዘረጋ ሰይፉን ለመውሰድ፤ ልጁን ለመግደል። ወጸውዖ፡ መልአከ፡ እግዚአብሔር፡ እምሰማይ፡ ወይቤ፡ አብርሃም፡ አብርሃም፡ ወእሙኒ፡ ደቤ፡ ናሁ፡ አነ። ወይቤ፡ አይተወድይ እደከ ላዕለ ውሉድ፡ ወኢተግበር ሎቱ ዘኢኮነ፡ እስመ ደእዜ አእመርኩ ከመ ትፈርህ አንተ እግዚአብሔር፡ ወኢቀነይከ ወልድከ ፍቁርከ በእንቲአዩ። እና አብርሃም አደኖቹን ከፍ አድርጎ ተመለከተ፤ እና እነሆ አንድ በግ በሳቤክ ቁጥቋጦ ውስጥ በቀንዶቹ ተይዟል። እና አብርሃም ሄደ፤ እና በጉን ወሰደ፤ እና በልጁ በደስሐቅ ምትክ እንደ ማቃጠያ መሥዋዕት አቀረበው።

እና አብርሃም የዚያን በታ ስም እግዚአብሔር አየ ብሎ ጠራው፤ ዛሬም በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይታያል ይባላል። ወጸውዐ መልአከ እግዚአብሔር ለአብርሃም በካልእ ጊዜ እምሰማይ። በራሴ መሐልኩ፡ ደብል፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ገበርከ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ወኢ፡ አሐዘከ፡ ወልድከ፡ ዘምሕረትከ፡ በእንቲአዩ። እርግጥ ነው በእርግጥ አባርክሃለሁ፤ እና በእርግጥ እማባዛለሁ ዘርህን እንደ ሰማይ ከሞክብት እና እንደ አሸሞው የምትገኘው በባሕር ዳርቻ፤ እና ዘርህ የጠላቶቹን ከተሞቹ ይወርሳል። እና በአንተ ዘር ውስጥ የምድሪቱ ሁሉ ብሔሮቹ ይባረካሉ፤

ምክንያቱም የእኔን ድምጽ ስለተገዛህ። ግን አብርሃም ወደ ልጆቹ ተመለሰ፤ እና ተነስተው አንድ ላይ ወደ የማስፈራራት ጉድጓድ ሄዱ። እና አብርሃም በማስፈራራት ጉድጓድ ኖረ።

ከእነዚህ ቃላት በኋላ ሆነ፤ እና ለአብርሃም ተነገረ እያሉ፤ እነሆ ሚልካ እሷም ለወንድምህ ለናሆር ወንዶቻን ወለደች፤ ዘኡዝ፣ በኩረ፣ ወዘቡዝ፣ እትሁ፣ ወዘቃሙኤል፣ አቡሁ፣ ለሶርያውያን። እና ኃዛድን፣ እና አዛውን፣ እና ፋልዴስን፣ እና ኢየልዳፍን፣ እና ቤቴኤልን፤ ቤቴኤል ደግሞ ረብቃን ወለደ። እነዚህ ስምንት ወንዶች ናቸው፤ እነዚያን ሚልካ ለአብርሃም ወንድም ለናሆር ወለደች። እና ሰርየቱ ዘስሙ ርዔማ ወለደት እንዲሁ ለጤቤክ ወለጋሃም ወለጣሐሽ ወለማአካ።

23

ሆነ፡ውሕይወተ፡ሣራ፡መቶ፡ወሰላሳ፡ወሰባት፡ዓመት። ወሣራ፡ሞተት፡ በሀገረ፡አርቦክ፡እንተ፡ደክቲ፡በውስተ፡ቈላ፡ደክቲ፡ሔብሮን፡በምድረ፡ከናአን፡ ወአብርሃም፡መጽአ፡ከሙያስተበክያ፡ለሣራ፡ወያሐዝና። ወተንሥአ፡ አብርሃም፡እምነ፡ሙቱ፡ወደቤ፡አብርሃም፡ለደቂቀ፡ኬጥ፡እንዘ፡ደብል። ዳድቅ እና እንግዳ እኔ ነኝ በእናንተ መካከል፤ ስለዚህ ስጡኝ የመቃብር ደዘታ በእናንተ መካከል፤ እና የሙታዬን ከፊቴ አቀብራለሁ። መለሱ ግን የኬት ልጆች ለአብርሃም እንዲህ ብለው፡ አይ ጌታዬ። ስማን ግን፣ ንጉስ ከእግዚአብሔር አንተ ነህ በእኛ መካከል፤ በእኛ የተመረጡ መቃብሮች ውስጥ ሙታንህን ቅበር፤ ምክንያቱም ማንም ከእኛ መቃብሩን ከአንተ አይከለክልም፤ ሙታንህን እዚያ ለመቅበር። ተነሥቶ ግን አብርሃም ሰገደ ለሕዝብ ምድር፤ ለደቂቀ ኬት። ወአብርሃም ወደ እነርሱ ተናገረ እንዲህ ብሎ፡ በነፍሳቸሁ ካላቸሁ ሙታዬን ከፊቴ ለመቅበር፤ ስሙኝ፡ ወስለ እኔ ለኤፍሮን ልጅ ጾሐር ተናገሩ። ወደስጠኝ ዋሻውን ድርብ ዘይቸውኖ ለእርሱ፤ ዘሀሎ በክፍል ዘእኩሉ ዘእርሱ፤ በብር ዘክቡር ስጡኝ ንሱ በእንተክሙ ውስተ ደዘታ መቃብር። ኤፍሮን ግን በልጆች ኬት መካከል ተቀምጦ ነበር፤ ኤፍሮን ዘኬጣይ ግን ለአብርሃም መለሰ፤ የኮኔ ልጆች ሰሚዎች እና ወደ ከተማዋ የሚገቡ ሁሉ እያሉ፤ ከእኔ ጋር ሁን፤ ጌታዬ፤ እና ስማኝ፤ ሚዳውን እና በእሱ ውስጥ ያለውን ዋሻ ለአንተ አሰጣለሁ፤

በሁሉም የእኔ ዜጎች ፊት ለአንተ ሰጥቼአለሁ፤ ሙታንህን ቅበር።  
ወሰን፤ አብርሃም፡ ቅድመ፡ ሕዝብ፡ ምድር። እና ለኤፍሮን አለ ወደ  
ጁሮቹ በሕዝቡ ፊት የምድራቱ፤ ከእኔ ጋር ስለሆንክ፤ ሰማኝ፤ የሜዳውን  
ብር ከእኔ ውሰድ፤ እና ራሳዬን አዚያ አቀብራለሁ። ኤፍሮን ግን  
ለአብርሃም መለስ እንዲህ ብሎ፤ አይ፤ ጌታዬ፤ ሰምቼአለሁ፤ መሬቱ  
የአራት መቶ ዲድራክማ ብር ነው፤ ግን ደህ በእኔና በአንተ መካከል ምን  
ደሆናል፤ አንተ ግን ሙታንህን ቅበር። ወሰምዐ አብርሃም ዘኤፍሮን፤  
ወአግብክ አብርሃም ለኤፍሮን ብሩረ ዘተናገረ ውስተ እዝሂሆሙ ለደቂቀ  
ኬት፤ አርባዕቱ ምእት ዲድራክማ ብሩር ዘተረጋገጸ በነጋዴ። እና የኤፍሮን  
ሜዳ ቆመ፤ እሱም በድርብ ዋሻ ውስጥ የነበረው፤ እሱም በማምሬ ፊት  
ነው፤ ሜዳውና ዋሻው፤ እሱም በውስጡ የነበረው፤ እና ሁሉም ዛፍ፤  
እሱም በሜዳው ውስጥ የነበረው፤ እና ሁሉም በድንበሮቹ ዙሪያ ያለው።  
ለአብርሃም፤ ወደ ደዘታ በኬት ልጆቹ ፊት፤ እና ወደ ከተማዋ ከሚገቡ  
ሁሉ ፊት። ከእነዚህ በኋላ አብርሃም ሚስቱን ሣራን በድርብ የአርሻ ዋሻ  
ውስጥ ቀበረ፤ ደህም ከማምሬ ፊት ለፊት ነው፤ ደህኛ ኬብሮን በከናዓን  
ምድር ናት። እና ተረጋገጠ ዘገራህት እና ዘዋሻ ዘነበረ ውስጭ  
ለአብርሃም ለደዘታ መቀብር አምኅበ ደቂቀ ኬት።

24

እና አብርሃም ሸማግሌ ነበረ በዕድሜ የገሰገሰ፤ እና አግዚአብሔር  
አብርሃምን በሁሉ ባረከው።

እናም አብርሃም ለባሪያው፤ ለቤቱ ሸማግሌ፤ ለሁሉም ንብረቱ ገዥ፤  
እንዲህ አለው፡ እጅህን በሰገዴ ስር አድርግ። እናም በሰማይ ጌታ አምላክ  
እና በምድር አምላክ አምላክህ አንተ፤ ለልጄ ለደስሐቅ ከእነዚህ  
ከነዓናውያን ሴት ልጆቹ መካከል፤ እነሱ ጋር እኔ የምኖርባቸው፤ ሴት  
እንዳትወስድ አምላክህ። ግን ወደ መሬቱ፤ የተወለድኩበት፤ ትሄዳለህ፤  
እና ወደ ኃሳዬ፤ እና ከዚያ ለልጄ ለደስሐቅ ሴት ትወስዳለህ። ሕፃኑ ግን  
ወደ እርሱ እንዲህ አለው፤ ምናልባት ሴቲቱ ከእኔ ጋር ወደዚህኛ ምድር  
ለመሄድ ካልፈለገች፤ የአንተን ልጅ ወደ ምድር፤ ከዚያ የወጣህበት ቦታ  
እመልሰው? አብርሃም ግን ወደ እርሱ አለው፤ ለራስህ ተጠንቀቅ ልጄን

ወደ እዚያ አትመልስ። እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ እና አምላክ ምድር፣ እርሱ ከአባቱ ቤት ወሰደኝ፣ እና ከተወለድኩበት ምድር፣ እርሱ ተናገረኝ፣ እና እርሱ ማለጃ እያለ፣ ይህን ምድር ለአንተ እና ለዘርህ አሰጣለሁ፣ እርሱ መልአኩን ከፊትህ ይልካል፣ እና ለልጅ ሚስት ከዚያ ትወስዳለህ። ግን ብሎ ሴቲቱ ከአንተ ጋር ወደዚህ ምድር ለመሄድ ባልፈለገች፣ ከመሐላዬ ነፃ ትሆናለህ፤ ብቻ ልጄን እዚያ አትመልስ። እና ወጣቱ አጁን በጌታው አብርሃም ጭኔ ስር አኖረ፣ እና ስለዚህ ቃል እእርሱ መሰ። ወወሰደ ወሌቱ አሥር ግመሎችን ከጌታው ግመሎች፣ እናም ከጌታው ሁሉ መልካም ነገሮች ከራሱ ጋር፣ እናም ተነሥቶ ሄደ ወደ ሜሶጶጣምያ ወደ ናኮር ከተማ። እና ግመሎቹን ከከተማው ውጭ በውኃው ጉድጓድ አጠገብ አስተኛቸው፤ ይህም ወደ ምሽት ነበር፣ ውኃ የሚቀዱት ሴቶች የሚወጡበት ጊዜ።

ወደቤ፣ እግዚአብሔር፣ አምላክ፣ እግዚአብሔር፣ አብርሃም፣ አስኬድ፣ ቅድሚያ፣ ዮም፣ ወግበር፣ ምሕረት፣ ምስለ፣ እግዚአብሔር፣ አብርሃም። እነሆ እኔ በውሃው ምንጭ ላይ እቆማለሁ፣ እነሱም የከተማዋ ነዋሪዎች ሴት ልጆቻቸው ላይ ለመቅዳት ይወጣሉ። ወትሆን ድንግል እንተ እንከ አነ አብል፣ አዝንሚ ማየኪ ከመ አስቲ፣ ወትብለኒ፣ ስተይ አንተ፣ ወለግመልትኪ እስቅዮሙ እስከ ይላድጉ ሲትኖት፣ ለዛቲ አዘዘከ ለወልድከ ለይስሐቅ፣ ወበዛ እአምር ከመ ገበርከ ምሕረት ምስለ እግዚአብሔር አብርሃም።

እና ሆነ በአእምሮው ውስጥ መናገሩን ከማጠናቀቁ በፊት፣ እና እነሆ ርብቃ ወጣች፣ እርስዋ የአብርሃም ወንድም የሆነው የናሆር ሚስት ሚልካ ልጅ ቤቱኤል ሴት ልጅ ናት፣ ማሰሮውን በትከሻዎቿ ላይ ይዛ። ድንግሉ በጣም ቆንጆ በገጽታዋ ነበረች፣ ድንግል ነበረች፣ ሰው አላወቃትም። ወርዳ ወደ ምንጭ፣ የውሃ ማሰሮዋን ሞላች እና ወጣች። ልጇ ግን ወደ እሷ መገናኘት ሮጠ፣ እና አለ፣ ከማሰሮህ ትንሽ ውሃ አጠጣኝ። ወእንከ አለች፣ ጠጣ ጌታዬ፣ እና አፈጠነች እና ውኃ ማንቆርቆሪያዋን ወደ ከንዲ አወረደች፣ እና አጠጣቸው እስከ መጠጣቱን እስኪያቆም ድረስ። ወይቤላ፣ ወለአግማልከኒ፣ እጸባ፣ እስከ፣ ኩላን፣ ይስትያ። ወአፍጠነ፣ ወአፍነው፣ ማእሰርተ፣ ማይ፣ ውስተ፣ መስተ፣ ወሮጸ፣ ኅበ፣ ጉድጓድ፣ ከመ፣ ትቅዳሐ፣ እንከ፣ ወቀደሐ፣ ማየ፣ ለኩሉ።

ግመላት። ዘ ግን ሰው በትክክል አያጠና ነበር እሷን፣ እና ዝም አያለ ነበር ለማወቅ እግዚአብሔር መንገዱን አበረከተ እንደ ወደስ አልነበረም። ሆነ ግን ሁሉም ግመሎቹ መጠጣት ሲያቆሙ፣ ሰውየው የወርቅ የጅሮ ጌጦችን በአንድ ድራክማ ክብደት፣ እና ሁለት አምባሮችን በአጃቿ ላይ፣ የእነርሱ ክብደት አስር ወርቅ ወሰደ። እና ጠየቀት፣ የማን ሴት ልጅ ነሽ? አሳውቁኝ፤ በአባትሽ ቤት ለአኛ ለማደር ቦታ አለ እንዴ? ወእንዘ፡ ትቤሎ፡ ወለተ፡ ቤቱኤል፡ አነ፡ ዘመልካ፡ እንተ፡ ወለደቶ፡ ለናኮር። ወደቤላ፡ ሣር፡ ወሐሣ፡ ብዙሳ፡ ጎቤነ፡ ወመካን፡ ለመኖ። ወተሠምሮ፡ ዘብሕሲ፡ ሰገደ፡ ለእግዚአብሔር። ወደቤ፡ ቡሩክ፡ እግዚአብሔር፡ አምላከ፡ ጎይታየ፡ አብርሃም፡ ዘኢጎደገ፡ ጽድቆ፡ ወአማኖ፡ እምጎይታየ፡ ወአነኒ፡ አስተዋደቀኒ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ቤተ፡ እኑሁ፡ ለጎይታየ። ወሴት፡ ልጅ፡ ሮጠች፡ ወወደ፡ ቤተ፡ እናቷ፡ አሳወቀች፡ እንደ፡ እነዚህ፡ ቃላት። ለርብቃ ግን ወንድም ነበረ፣ ስሙ ላባን፣ እና ላባን ወደ ሰው ሮጠ ውጭ ወደ ምንጭ። እና ሆነ መቼ ያየ ዘ ጅሮ ጌጦችን እና ዘ አምባሮችን በአህቲ አጃቾች ላይ፣ እና መቼ ሰማ ቃላቱን የርብቃ የአህቲ እያለች፣ እንዲህ ተናግሮአል ለእኔ ዘ ሰው፣ እና መጣ ወደ ዘ ሰው፣ ቆሞ በግመሎቹ ላይ በምንጩ ላይ። ወደቤሎ፡ ነዓ፡ ባእ፡ ቡሩክ፡ እግዚአብሔር፡ ለምንት፡ ትቀውም፡ አፍአ፡ አነ፡ ደግሞ፡ አዘጋጃሁ፡ ቤተ፡ ወመካነ፡ ለግመል። ሰውየው ወደ ቤቱ ገባ፣ ግመሎቹን ፈታ፣ ለግመሎቹም ገለባና መኖ ሰጠ፣ እንዲሁም ለእግሮቹና ከእርሱ ጋር ለነበሩት ሰዎች እግሮች ለመታጠብ ውሃ ሰጠ። ወአቀረበ ሎሙ ጎብስተ ለበሊዕ፤ ወደቤ፡ አኮ እበልዕ እስከ እንግሮ ቃልየ። ወደቤ፡ ንገር።

ወአለ፡ ወልደ፡ አብርሃም፡ አነ፡ እኩን። እግዚአብሔር ጌታዬን በጣም ባረከው፣ እና ተነሣ፣ እና ለእርሱ በጎችን፣ ጥጃዎችን፣ ብርን፣ ወርቅን፣ ልጃችን፣ ወጣት ቤቶችን፣ ግመሎችን፣ እና አህዮችን ሰጠው። ወወለደት ሣራ ብሕሲተ እግዚአየ ወልደ አሐዲ ለእግዚአየ ድጎረ ሊረግዝ ወውበበ ኩሎ ዘሀሎ ሎቱ። እና ጌታዬ አስማማኝ እንዲህ እያለ፡ ለልጄ ሴት አትውሰድ ከከናውያን ሴት ልጃች፣ እነዚህ እኔ በምድራቸው ውስጥ እንግዳ ሆኜ የምኖርባቸው። ግን ወደ የአባቱ ቤት ትሄዳለህ፣ እና ወደ ነገዴ፣ እና ከዚያ ለልጄ ሚስት ትወስዳለህ። አልኩ ደግሞ ለጌታዬ፡ ምናልባት ሴቲቱ ከእኔ ጋር አይሄድም። እናም አለኝ፣ እግዚአብሔር

አምላክ በፊቱ ዘአስደሰትኩ፣ እርሱ መልአኩን ምስሌከ ይልካል፣  
መንገድህንም ያበጃል፣ ለወልዴም ሰበይተ እምነ ነገዴ ወእምነ ቤተ ክቤ  
ትወስዳለህ። ከዚያ ከእርግማኔ ገጹህ ትሆናለህ፣ ምክንያቱም ወደ ነገዴ  
ስትመጣ እና ለአንተ ካልሰጡ፣ ከመሓላዬ ገጹህ ትሆናለህ። ወመጸኢ  
ዮም ላዕለ እታ ዐይኒ እቤ፣ እግዚአብሔር እግዚአዳ ኦብርሃም፣ እመ  
አንተ ታስኬድ እታ ፍኖትዮ በአንተ ይእዜ አነ እሐውር በውስቴታ፣ ጥሪ  
እኔ በውሃው ምንጭ ላይ እቆማለሁ፣ እና የከተማዋ ሰዎች ሴቶች ውሃ  
ለመቅዳት ይወጣሉ፣ እና እኔ የምላት ድንግል ከማሰሮሽ ትንሽ ውሃ  
አጠጣኝ ትሆናለሁ። ወትብለኒ፣ ወአንተኒ፣ ስተይ፣ ወለግመልከኒ፣ እጸባ፣  
ይአቲ፣ ብእሲት፣ እንተ፣ አዘዘ፣ እግዚአብሔር፣ ለገብሩ፣ ይስሐቅ፣  
ወበዝንቱ፣ እአምር፣ እስመ፣ ገበርከ፣ ምሕረተ፣ ለእግዚአዳ፣ ኦብርሃም። እና  
ሆነ በአእምሮዬ ውስጥ እየተናገርኩ ከማጠናቀቄ በፊት፣ ወዲያውኑ  
ርብቃ ማሰሮዋን በትከሻዎቿ ላይ ይዛ ወጣች፣ እና ወደ ምንጩ ወረደች፣  
እና ውሃ ቀዳች፣ ግን ለእርስዋ አልኳት፣ አጠጪኝ። እና አፍጥታ  
የውሃውን ማንቃ ከራሷ ላይ ወደ ክንዲ አወረደች፣ እና አለች፣ አንተ  
ጠጣ፣ እና ግመሎቼህን አጠጣለሁ። እና ጠጡ፣ እና ግመሎቼን  
አጠጣች። እናም ጠየቅኳት እና አልኳት፣ የማን ሴት ነሽ፣ አሳውቂኝ።  
እሷም አለች፣ የቤቱኤል ሴት ነኝ፣ የናኮር ልጅ፣ ዘመልካ ለእርሱ  
የወለደችው። እናም አደረግኳት ጆሮ ጌጦቼን፣ እና አምባሮቼን በእጃቸ  
ላይ። ወተሠጥኦ፣ ሰገድኩ፣ ለእግዚአብሔር፣ ወበረክኩ፣ እግዚአብሔርሃ፣  
አምላክ፣ እግዚአዳ፣ ኦብርሃም፣ ዘአስተጋብክኒ፣ በመንገድ፣ እምነት፣  
ለመውሰድ፣ ወለተ፣ ወንድም፣ እግዚአዳ፣ ለወልዴ። እንግዲህ አንትም  
ለጌታዬ ምሕረትና ጽድቅን ብታደርግ፣ ካልሆነ ግን ነገሩኝ፣ ወደ ቀኝ  
ወይም ወደ ግራ እንድመለስ።

መልስ ሰጥቶ ላባን እና ቤቱኤል አሉ፣ ከጌታ ወጣ ይህ ነገር፣ ክፉም  
ሆነ መልካም ፀረ አንተ መናገር አንቸልም። ተመልከት ርብቃ በፊትህ  
ናት፣ ወስደህ ሂድ፣ እና ለጌታህ ልጅ ሴት ትሁን፣ እንደ እግዚአብሔር  
የተናገረው። የኦብርሃም ልጅ ቃላቶቻቸውን በሰማ ጊዜ፣ ለጌታ ወደ  
መሬት ሰገደ። እና ወጣቱ የብር እና የወርቅ ዕቃዎችን እንዲሁም ልብስን  
አውጥቶ ለርብቃ ሰጠ፣ እና ለወንድሟ እና ለእናቷ ስጦታዎችን ሰጠ።  
ወበልዑ ወሰተዮ ውእቱኒ ወእሙንቱ ደቂቀ ሰብእ አለ ምስሌሁ ሀለዉ

ወጎደሩ። ወተንሥክ በጽባሕ ወይቤ፣ ፈኑዉኒ ከመ አሐውር ጎበ  
እግዚአብሔር። አሉ ግን ወንድሞቿና እናቷ፣ ድንግልቲቱ ከእኛ ጋር እንደ አስር  
ቀናት ተቆይ፤ ከዚያ በኋላ ተሄዳለች። እርሱ ግን ወደ እነርሱ አለ፤  
አትያዙኝ፤ እና እግዚአብሔር መንገዱን አብልጾታል፤ ላኩኝ፤ ወደ ጌታዬ  
እንድሄድ። እነሱ ግን አሉ፤ ሕፃኗን እንጠራ፤ እና አፍን እንጠይቅ። እና  
ሪቤቃን ጠሩ፤ እና አሏት፡ ከዚህ ሰው ጋር ተሄጃለሽ? አሏ ግን አለች፡  
እሄዳለሁ። እና ላኩ ርብቃን አሳትሆሙ። ወንዞች ዲቤሃ፣ ወወልደ  
አብርሃም፣ ወአለ ምስሌሁ። ወባረኩ ለርብቃ ወይቤልዎ አሳትነ አንቲ ኩኒ  
ለቪሕ ምክት ወይውረስ ዘርእኪ አህጉረ ጸላክቲሆሙ ርብቃና አገልጋዮቿ  
ተነስተው በግመሎቹ ላይ ተጫኑ፤ ከሰውየውም ጋር ሄዱ፤ ባሪያውም  
ርብቃን ወስዶ ሄደ።

ደስሐቅ ግን በምድረ በዳ በእይታ ጉድጓድ አካባቢ እየተጓዘ ነበር፤  
እርሱ ግን በደቡብ በኩል ባለው ምድር ይኖር ነበር። እና ደስሐቅ ወደ  
ሜዳው ወጣ በማታ ለመነጋገር፤ እና ዓይኖቹን ከፍ አድርጎ ሲመለከት  
ግመሎቹ መጥተው አየ። እና ርብቃ አይኖቹን አንስታ ደስሐቅን አየች፤  
እና ከግመሏ ዘለለች። እና ለወጣቱ አለች፡ ያ በሜዳው ወደ እኛ  
መገናኘት የሚሄድ ሰው ማን ነው? ወጣቱ ግን አለ፤ ይህ የእኔ ጌታ ነው፤  
እሷም መጋረጃውን ወስዳ ለበሰች። ወነገረ ድንግል ለደስሐቅ ኩሎ  
ቃላት ዘገብረ። ደስሐቅ ወደ የእናቱ ቤት ገባ፤ እና ረብቃን ወሰደ፤ እና  
ሚስቱ ሆነች፤ እና ወደዳት፤ እና ደስሐቅ ስለ እናቱ ሣራ ተጽናና።

25

ተጨማሪ አድርጎ አብርሃም ሴት ወሰደ፤ ስሟም ቀጡራ ነበረች።  
ወለደችለት ዘዘምብራንን፤ ዘኢዜዛንን፤ ዘማዳልን፤ ዘማዲያምን፤  
ዘኢስባክን፤ እና ዘሶኢን። ኢዘን፡ ወወለደ፡ ለሳባ፡ ወለዳዳን። ውሉዳን፡  
ወለዳዳን፡ አሱራኤም፡ ወላቱሲኤም፡ ወላምሚም። ወደ ማድያም  
ወልዶች፡ ገፋር፡ አፌር፡ ሄኖክ፡ አቤዳ፡ እና ኤልዳጋ፤ እሉ ኩሎሙ የከቲራ  
ወልዶች ኮኑ። አብርሃም ሁሉንም ንብረቶቹን ለልጁ ለደስሐቅ ሰጠው።  
ወለደቁቀ መሰኪያቱ ሀበ አብርሃም ስጦታተ፡ ወፈነምሙ እምደስሐቅ  
ወልዱ፡ እንዘ ሀሎ ሕያው፡ ጎበ ምሥራቅ ውስተ ምድረ ምሥራቅ።

እነዚህም የክብርሃም የሕይወት ዘመን ዓመታት ናቸው፤ መቶ ሰባ አምስት ዓመት ኖረ። እናም ክብርሃም በመልካም ሸማግሌነት፣ ሸማግሌ እና በቀናት የተሞላ እያለ ሲያልቅ ሞተ፣ እናም ወደ ሕዝቡ ተጨመረ። ወቀበርዎ ደስሐቅ ወደስማዔል ደቂቁ ውስተ ሞሐር ድልት፣ ውስተ ገራህተ ዔፍሮን ወልደ ሶዓር ኬጣዊ፣ ዘሀሎ ቅድመ መምብራ። ያንን ሜዳ እና ያንን ሞሻ፣ ዘአገኘ ክብርሃም እምነብ ደቂቁ ኬት፣ ህየ ቀበርዎ ለክብርሃም፣ ወለሣራ ብእሲቱ። ሆነ ግን ከክብርሃም መሞት በኋላ፣ እግዚአብሔር ልጁን ደስሐቅን ባረከ፣ እና ደስሐቅ የእይታ ጉድጓድ አጠገብ ኖረ። እነዚህ ደግሞ ዘመዶቹ ናቸው የኢስማኤል ልጅ ክብርሃም፣ ዘወለደቶ ሃጋር ግብፃዊት፣ ወጠቢብት ሣራ፣ ለክብርሃም። እና እነዚህ የኢስማኤል ልጆች ስሞቹ በተውልደቻቸው ስሞቹ፣ የኢስማኤል በኩር፣ እና ነባዮት፣ እና ቄዳር፣ እና ናብዴኤል፣ እና ማሳም፣ ወመስማ፣ ወዱማ፣ ወመሴ፣ እና ኮዳን፣ እና ቲማን፣ እና ኢዬቱር፣ እና ናፌስ፣ እና ቄድማ። እነዚህ ደቂቁ እስማኤል ናቸው፣ እና እነዚህ በድንኳኖቻቸውና በጣቢያዎቻቸው ውስጥ ያሉ ስሞቻቸው ናቸው፣ አሥራ ሁለት መሳፍንት በአሕዛባቸው። እነዚህም የኢስማኤል የሕይወት ዓመታት መቶ ሰላሳሰባት ዓመታት ነበሩ፣ እና እየተዳከመ ሞተ፣ እና ወደ ዘረ ተጨመረ። ተቀመጠ ግን ከሐዊላ አስከ ሱር፣ እሱ በግብፅ ፊት ነው አስከ አሶሪያውያን ድረስ መምጣት፣ በሁሉም ወንድሞቹ ፊት ተቀመጠ።

ወአላንቱ ዘመናት ደስሐቅ ወልደ ክብርሃም፣ ክብርሃም ወለደ ደስሐቅ። ደስሐቅ አርባ ዓመት ነበረ፣ መቼ ሪቤቃን የብትኤል ሶርያዊ ሴት ከሜሶጶጣምያ ሶርያ፣ የላባን ሶርያዊ እኅት፣ ለራሱ ሚስት ወሰደ። ደስሐቅ ለእግዚአብሔር ስለ ሚስቱ ርብቃ ይለምን ነበር፣ ምክንያቱም መካን ነበረች፣ እግዚአብሔር ደግሞ ለምናቱን ሰማው፣ እና ሚስቱ ርብቃ በማሳፀን ፀነሰች። ልጆቹ በአርስዋ ውስጥ ዘለሱ፣ አርስዋም አለች፣ እንደዚህ ሊሆንብኝ ከሆነ፣ ይህ ለእኔ ለምን ነው? ከእግዚአብሔር ለመጠየቅ ሄደች። ወደቤላ እግዚአብሔር ላቲ፣ ከልኤቱ አሕዛብ በከርሥኪ ሀለዉ፣ ወክልኤቱ ሕዝብ እምነ ከርሥኪ ደትፈለጡ፣ ወሕዝብ ለሕዝብ ይበልጥ፣ ወዘይበዝላ ደትቀነደ ለንኡስ። ወተማልክ መሞዕል ለወለድ አያ፣ ወዝየ ሀለዉ መትኤም በውስተ ከርሥ አያ። ወጣ

ግን በኩሩ ቀይ፣ ሙሉ እንደ ቆዳ ጸጉራም፣ ስሙንም ዔሳው ብለው ሰየሙት። ወበኋላ፡ ዝህ፡ ወጣ፡ ወንድሙ፡ እጁም፡ የዔሳውን፡ ተረከዝ፡ ደዛ፡ ነበር፡ ስሙንም፡ ያዕቆብ፡ ብለው፡ ጠሩት። ደስሐቅ፡ ደግሞ፡ ርብቃ፡ እነርሱን፡ ስትወልድ፡ የሰልሳ፡ ዓመት፡ ነበር። ወጣቶቹ ተጨመሩ፣ እና ዔሳው ማደንን የሚያውቅ ሰው፣ ገጠረኛ ነበረ፣ ያዕቆብ ግን ቀላል ሰው፣ ቤት ውስጥ የሚኖር ነበረ። ደስሐቅ ግን ዔሳውን ወደደው፣ ምክንያቱም አደኑ ምግብ ለእርሱ ነበረ፣ ርብቃ ግን ያዕቆብን ወደደኛው።

ያዕቆብ ወጥ ጠበሰ፣ ዔሳው ደግሞ ከሜዳ ሲደክም መጣ። ወአመ፡ ዔሳው፡ ለያዕቆብ፡ አብልፀኒ፡ እምነ፡ ዘ፡ ምግብ፡ ቀይሖ፡ ዝንቱ፡ እስመ፡ ድኩም፡ አነ። በእንተ፡ ዝንቱ፡ ተሰምዮ፡ ስሙ፡ ኤዶም። ያዕቆብ ግን ለዔሳው አለው፣ የመጀመሪያ ልደት መብትህን ዛሬ ሸጠኛ። ወደቤ፡ ዔሳው፡ ናሁ፡ አነ፡ እሄድ፡ ለሞት፡ ወምንት፡ ይገብክ፡ እሉ፡ በኩርነት። ወደቤሎ፡ ያዕቆብ፡ ምሕላ፡ ሊተ፡ ዮም፡ ወመሐለ፡ ሎቱ። ሸጠ፡ ደግሞ፡ ዔሳው፡ ዘበኩርነቶ፡ ለያዕቆብ። ያዕቆብ ግን ለዔሳው ዳቦና የምስር ወጥ ሰጠው፣ እና በላ፣ ጠጣ፣ ተነሳና ሄደ፣ ዔሳው ደግሞ የበኩርነቱን ንቀው።

26

ሆነ ግን ረሃብ በምድር ላይ፣ ከቀድሞው ረሃብ ያለ፣ አሱም በአብርሃም ዘመን የነበረ፣ ደስሐቅ ግን ወደ አቢሜሌክ የፍልስጤማውያን ንጉሥ ወደ ገራራ ሄደ። ጌታ ለእርሱ ተገለጠ እና አለው፡ ወደ ግብጽ አትውረድ፣ ግን በምለህ ምድር ውስጥ ኑር። ወደኑር በዛቲ ምድር፣ ወእሄደሰ ምስሌክ፣ ወእባርከክ፣ እስመ ለከ ወለዘርእከ እሁብ ኩሎ ዛቲ ምድር፣ ወእቀውም መሐላዮ፣ ዘመሐልኩ ለአብርሃም ለአቡከ። እናም እበዛ ዘርእከ እንደ ከዋክብተ ሰምደ፣ እናም እሁብ ለዘርእከ ኩሎ ዛቲ ምድር፣ እናም በዘርእከ ደትባረኩ ኩሉ አሐዛበ ምድር። በምትኩ የእነዚህ አብርሃም አባትህ ለድምፄ ስለተገዛ፣ እና ተእዛዞቼን ስለጠበቁ፣ እና ተእዛዞቼን፣ እና ሐጎቼን፣ እና ሐጎቼን። ጎደረ፡ ደግሞ፡ ደስሐቅ፡ በገራራ ። ግን የቦታው ሰዎች ስለ ርብቃ ስለ ሚስቱ ጠየቁት፣ እና አለ፣ እህቱ ናት፣ ለመናገር ፈራ። ምክንያቱም ሚስቱ ናት፣ እንዳይሆን ምናልባት የቦታው ሰዎች ስለ ርብቃ ይገድሉት፣ ምክንያቱም

በመልክ ቆንጆ ነበረች። ረጅም ጊዜ እዚያ ከቆየ በኋላ፣ የገራር ንጉሥ አቢሜኤክ በመስኮት ዘንበል አድርጎ ሲመለከት፣ ደስሐቅ ከሚስቱ ከርብቃ ጋር እየተጫወተ አየው። አቢሜኤክ ደስሐቅን ጠራ እና ለእርሱ አለ፤ እንግዲያውስ በእርግጥ ሴትህ ናት? ለምን አገቱ ናት አልክ? ደስሐቅ ለእርሱ አለ፤ አልኩ ለ፤ በአሲ ምክንያት እንዳልሞት። አቢሜኤክ ግን ለእርሱ አለው፣ ደህን ምን አደረግህ ለእኛ? ትንሽ ተኛ አንድ ከዘሬ ከሚስትህ ጋር፣ እና ድንቁርናን በላያችን ላይ አመጣህ። አዘዘ ደግሞ አቢሜኤክ ለሁሉ ሕዝቡ እንዲህ እያለ፣ ደህን ሰው እና ሚስቱን የዳሰሰ ሁሉ በሞት ጥፋተኛ ይሆናል። ደስሐቅ በዚያ ምድር ዘራ፣ እና በዚያ ዓመት መቶ አጥፍ ስንዴ አገኘ፣ እና እግዚአብሔር እርሱን ባረከ። ወተነሥህ ብእሲ፣ ወእንዘ፣ ይቀድም፣ ዐቢዮ፣ ኮነ፣ አስከ፣ ዐቢዮ፣ ኮነ፣ ጥቀ። ሆነ ግን ለእርሱ የበጎች ከብቶች፣ እና የበሬዎች ከብቶች፣ እና ብዙ አርሻ። ቀናቱት ግን እርሱን ፍልስጥኤማውያን። ወኩሉ፣ ዐዘቅት፣ አለ፣ ቈደገ፣ ደቁቁ፣ ለአቡሁ፣ በመዋዕሉ፣ ለአቡሁ፣ አጽፍው፣ ሎሙ። ፍልስጥኤማውያን፣ ወመልኩ፣ ሎሙ፣ መሬት። አበመሌክ ግን ለደስሐቅ እንዲህ አለ፣ ከእኛ ጋር ሂድ፣ ምክንያቱም ከእኛ በጣም ጠንካራ ሆነክ። ወሐረ፣ እምህየ፣ ደስሐቅ፣ ወጎደረ፣ ውስተ፣ ቈላተ፣ ገራራ፣ ወነበረ፣ ህየ።

እና እንደገና ደስሐቅ የውኃ ጉድጓዶችን ቆፈረ፣ እነዚያም የአባቱ አብርሃም ሰራተኞች የቆፈሯቸው ነበሩ፣ እና አብርሃም አባቱ ከሞተ በኋላ ፊልስጥኤማውያን እነርሱን አጸበጧቸው፣ እና አባቱ ያሰየማቸውን ስሞች እንደ እነዚያ ስሞች ለእነርሱ ሰየመ። እናም የደስሐቅ ልጆች በገራር ሸለቆ ቆፍረው፣ እዚያም የሕያው ውሃ ጉድጓድ አገኙ። እናም የገራር እረኞች ከደስሐቅ እረኞች ጋር ተዋገ፣ ውኃው የእነርሱ ነው እያሉ፣ እናም የጉድጓዱን ስም ዓመፃ ብለው ጠሩ፣ ምክንያቱም እነርሱ አሳዘኑት። ከዚያም ከዚያ ከመሄዱ በኋላ ሌላ ጉድጓድ ቆፈረ፣ ስለዚያም ተጣሉ፣ እና ስሙን ጠላትነት ብሎ ሰየመው። ከዚያ ሄዶ ሌላ ጉድጓድ ቆፈረ፣ ስለ እሱ አልተዋገም፣ ስሙን ሰፊ ቦታ ብሎ ሰየመ እያለ፣ አሁን እግዚአብሔር ለእኛ አስፋልን፣ በምድር ላይ እኛን አበዛን።

ወጣ ግን ከዚያ ወደ የመሓላ ፖድጋጅ። ወተራ-አየ፡ሎቱ፡  
እግዚአብሔር፡በደክቲ፡ሌሊት፡ወደቤ፡አነ፡አኩን፡አምላክ፡አብርሃም፡አቡከ፡  
ኢትፍራህ፡እስሙ፡ምስሌክ፡አነ፡ወእባርከከ፡ወእብዝላ፡ዘርአከ፡በእንተ፡  
አብርሃም፡አቡከ፡ እና ሐነጸ ህየ መሥዋዕተ፡ ወጸው-0 ስመ  
እግዚአብሔር፡ እና ተከለ ህየ ድንኳኖ፡ ቆፈረ ደግሞ ህየ ደቂቀ ደስሐቅ  
ዐዘቀተ በሸለቆ ገራራ። እና አቢሜሌክ ከገራሮን ወደ አርሱ ሄደ፡ እና  
የአርሱ አማካሪ ኮከብተ፡ እና የአርሱ የታደል ዳዛኸ፡ ፊኮል፡ ወደቤሎሙ፡  
ደስሐቅ፡እንዘ፡ምንተ፡መጻእክሙ፡ኅቤዮ፡አንተሙ፡ደ፡ጸልአኒ፡  
ወፈነውክሙ፡እምኔክሙ፡ እነሱ ግን አሉ፡ አይተን አይተናል  
እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንደነበረ፡ እናም አልን፡ በእኛ መካከል እና  
በአንተ መካከል ቃል ኪዳን ይሁን፡ እናም ከአንተ ጋር ኪዳን እናደርጋለን።  
አትሥራ ከእኛ ክፉ፡ እንደ አልጸየፍንህ አኛ፡ እና በዘ መንገድ  
ተጠቀምንህ መልካም፡ እና ላክንህ በሰላም፡ እና አሁን ቡሩክ አንተ  
በእግዚአብሔር። ወገብረ፡ሎሙ፡ድግስ፡ወበልዑ፡ወሰተዮ፡ እና በጠዋት  
ተነስተው፡ እያንዳንዱ ለጎረቤቱ መሐለ፡ እና አስሐቅ ላካቸው፡ እና  
በሰላም ከአርሱ ሄዱ። ሆነ ግን በዚያ ቀን፡ የደስሐቅ ልጆቹ መጥተው  
ስለቆፈሩት ፖድጋጅ አሳወቁት እና አሉ፡ ውሃ አልገኘንም። እናም ጠራው  
መሓላ፤ በዚህ ምክንያት ለዚያ ከተማ ስም ሰጣት፡ የመሓላ ፖድጋጅ፡  
እስከ ዛሬ ድረስ።

ኤሳው የአርባ ዓመት ሲሆን፡ የኬጣዊውን ቤዔርን ሴት ይሁዲትን  
እና የኬጣዊው ኤሎንን ሴት ባሴማትን አገባ። እና ለደስሐቅና ለርብቃ  
እየተጣላ ነበረ።

ሆነ ግን ከደስሐቅ ካረገ በኋላ፡ የአርሱ አይኖቹ ለማየት ደበዘዙ፡ እና  
ታላቁን ልጁን ዔሳውን ጠራ፡ እና ለአርሱ አለ፡ ልጄ፡ እና አለ፡ እነሆ እኔ።  
እና እንዲህ አለ፡ እነሆ ሸማገሌ ሆንኩ፡ እናም የሞቴን ቀን አላውቅም።  
አሁን ስለዚህ ውሰድ መያዣህን፡ ቀስት መያዣውንና ቀስትህን፡ ወደ  
ሜዳው ውጣና ለእኔ አደን። ወአድርግ ለእኔ ምግቦቹን እንደምወድ እኔ፡  
ወአምጣ ለእኔ፡ እንዲሁ አበላ፡ እንዲሁ ተባርክህ ነፍሴ በፊት እሞት።

ርብቃ ግን ደስሐቅ ከልጁ ከዔሳው ጋር ሲያወራ ሰማቸ፤ ዔሳው ደግሞ ለአባቱ አደን ለማደን ወደ ሜዳ ሄደ። ርብቃ ግን ለታናሽ ልጁ ለያዕቆብ አለቸ፤ እደ፤ አባትህ ለወንድምህ ለዔሳው ሲናገር ሰማሁ አያለ፤ አደንን አምጣልኝ፤ እና ምግቦቻን አዘጋጅልኝ፤ በልቼ በፊት እግዚአብሔር እባርክህ ከመሞቱ በፊት። አሁን እንግዲህ ልጄ ሆይ፤ እኔ እንደምአዝዝህ ሰማኝ። ወሑርክ፡ ውስተ፡ እኩ፡ አባግዕ፡ ንሣእ፡ ሊተ፡ እምህዳ፡ ክልኤተ፡ አጣሊ፡ ለሊና፡ ወሠናዩ፡ ወእገብር፡ ሎሙ፡ ሙብልዕ፡ ለአቡኩ፡ ከመ፡ ያፈቅር። ወትመጽኦ፡ ለአቡኩ፡ ወደብላዕ፡ እንዘ፡ ደባርክክ፡ አቡኩ፡ ቅድመ፡ ሞቱ። ያዕቆብ ግን ለእናቱ ለርብቃ፡ ወንድሜ ዔሳው ጸጉራም ሰው ነው፤ እኔ ግን ለስላሳ ሰው ነኝ አላት። አባት በጊዜም ቢሆን እንዳይዳሰስኝ፤ እና በፊቱ እንደ እዩንቀላፋ እሆናለሁ፤ እና በራሴ ላይ እርግማንን አመጣለሁ፤ እና በረከትን አይደለም። ተናገረኸው እናቱ፤ እርግማንህ በላዬ ላይ ይውረድ፤ ልጄ፤ ድምፄን ብቻ ስማኝ፤ እና ሄደህ አምጣልኝ። ሄዶ ግን ወሰደ፤ እናም ለእናቱ አመጣ፤ እናም እናቱ እንደ አባቱ የወደደው ምግቦቻን አደረገቸ።

ወወሰደት፡ ርብቃ፡ ልብሰ፡ ዔሳው፡ ወልዳ፡ ዐቢይ፡ ሠናዩ፡ ዘሀለወ፡ ተቤሃ፡ በቤት፡ ወአልበሰቶ፡ ለያዕቆብ፡ ወልዳ፡ ንኡስ። እናም የጠባቸን ቅዳዎቻችን በእጃቸው ላይ አደረገ፤ እና በራቁት አንገቱ ላይ። እና ሰጠቸ ሙብልዕተ እና እንጂራተ ዘገበረኸ ውስተ እደው ያዕቆብ ወልዳ። ወአምጽኦ ለአቡሁ፤ ወደቤ፡ አባ፤ ወደቤ፡ ናሁ አነ፤ መኑ አንተ ወልድዩ። ወደቤሎ ያዕቆብ ለአቡሁ፡ እኔ ዔሳው በኩርክ ገበርኩ በከመ ተናገርከኒ፤ ተንሥእ ተቀመጥ ወብላዕ እምአድጎርትዩ ከመ ትባርከኒ ነፍስክ። ደቤ፡ ደስሐቅ፡ ለወልዱ፡ ምንት፡ ውእቱ፡ ዝ፡ ዘፈጡኑ፡ ረከብክ፡ ኦ፡ ወልድ። ወደቤ፡ ዘአግብኦ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ቅድሜዩ። ደስሐቅ ለያዕቆብ እንዲህ አለው፡ ልጄ ሆይ፡ ወደ እኔ ቅረብ፡ አንተን እዳሰሰው፡ አንተ ወልዳ ዔሳው ነህ ወደስ አይደለህም። ያዕቆብ ወደ አባቱ ደስሐቅ ቀረበ፤ እና እሱን ዳሰሰው፤ እና አለ፡ ድምጹ የያዕቆብ ድምጽ ነው፤ እጃቸ ግን የዔሳው እጃቸ ናቸው። ወአያውቀዎ፤ እንግዲህ፡ እጃቸ፡ አንድ፡ እጃቸ፡ ዔሳው፡ ወንድሙ፡ ጸጉራም፡ ነበሩ፤ ወባረከ። ወደቤ፡ አንተኑ፡ ወልድዩ፡ ዔሳው፡ ወደቤ፡ አነ። ወደቤ፡ አምጻኦ፡ ሊተ፡ ወእበልዕ፡ እምአድ፡ ሥደድክ፡ ወልድዩ፡ ከመ፡ ትባርከክ፡ ነፍስዩ። ወአምጽኦ፡ ሎቱ፡ ወበልዕ።

ወአብኦ፡ ሎቲ፡ ወደነ፡ ወሰተዓ፡፡ ወደቤሎ፡ ደስሐቅ፡ አቡሁ፡ ቅረቢኒ፡  
ወአስዕመኒ፡ ወልድዓ፡፡ ወመጽኦ ሰዐመ ሎቲ፤ ወሰምዐ ሪሐ ልብሱ፤  
ወባረከ ወደቤ፡ ናሁ ሪሐ ወልድዓ ከመ ሪሐ ገዳም መልኩ ዘባረከ  
እግዚአብሔር፡፡ ወደሁብከ እግዚአብሔር እምነ ጠለ ሰማይ ወእምነ  
ብዝሃ ምድር ወብዝሃ እህል ወወደን፡፡ ወደገልግሎት ለአንተ አሕዛብ፤  
ወደሰግዱ ለአንተ መላእክት፤ ወኩን ግደታ ዘአሳወከ፤ ወደሰግዱ ለአንተ  
ደቁቀ አቡከ፡፡ ዘደረግመከ ርጉም፤ ወዘደባርከከ ቡሩክ፡፡

ወኮነ፡ ድሃረ፡ ዘጎደገ፡ ደስሐቅ፡ ባርኮቶ፡ ለያዕቆብ፡ ወልዱ፡ ወኮነ፡  
ከመ፡ ወፅኦ፡ ያዕቆብ፡ እምገጽ፡ ደስሐቅ፡ አቡሁ፡ ወዌሳው፡ እትሁ፡ መጽኦ፡  
እምአድ፡፡ እና እርሱም ምግባቶን አዘጋጀ፤ እና ለአባቱ አቀረበ፤ እና ለአባቱ  
አለ፤ አባቱ ደነሳ፤ እና ከወልዱ አደን ደብላ፤ እንዲሁ ነፍስህ ትባርከኝ፡፡  
ወደቤሎ ደስሐቅ አቡሁ፡ መኑ ኢኪ አንተ፡ ወደቤ፡ አነ እመሰ ወልድከ  
በኩርከ ዌሳው፡፡ ደስሐቅ በጣም በታላቅ መደነቅ ተደነቀ፡ እና አለ፡  
ስለዚህ ማን ነው ለእኔ አደን ያደነና ለእኔ ያመጣው፡ እና አንተ  
ከመምጣትህ በፊት ከሁሉ በላሁ፤ እና እርሱን ባረክሁ፤ እና የተባረከ  
ደሆናል፡፡ ሆነ ግን ዌሳው የአባቱ ደስሐቅ ቃላት ሲሰማ፡ ታላቅና በጣም  
መራራ ድምፅ ጮኹ፤ እናም አለ፡ አባት፡ እንግዲህ እኔንም ባርከኝ፡፡  
ተናገረ ግን ለእርሱ፡ ወንድምህ በማታለል መጥቶ በረከትህን ወሰደ፡፡ እና  
አለ፡ በጽድቅ ተጠርቶ ነበር ስሙ ያዕቆብ፡ አጭበረበረኝ እነሆ ሁለተኛ  
ደህ፡ የመጀመሪያ ልደት መብቴን ወስዶ ነበር፤ እና አሁን በረከቴን ወሰደ፡፡  
እና ዌሳው ለአባቱ አለ፡ በረከት አልተወህልኝም አባቴ? መልስ ሰጥቶ  
ደስሐቅ ለዌሳው አለው፡ እርሱን የአንተ ጌታ አድርገዋለሁ፡ እና ሁሉንም  
ወንድሞቼን የእርሱ አገልጋዮቹ አድርገዋለሁ፡ በእህልና በወደን  
አጠንክራዋለሁ እርሱን፡ ግን ለአንተ ምን አደርግልህ፤ ልጄ፤ ዌሳው ወደ  
አባቱ እንዲህ አለው፡ አንድ በረከት ብቻ አይደለምን ለአንተ ያለው፡  
አባቴ፤ እኔንም ባርከኝ፤ አባቴ፤ ደስሐቅ በጣም ተነክቶ፤ ዌሳው ጮኹ፤ እና  
አለቀሰ፡፡ ተለይቶ ግን ደስሐቅ አባቱ ተናገረለት፡ እነሆ ከምድር ሰብሳቢነት  
ደሆናል መኖሪያህ፡ እና ከሰማይ ጤል ከላይ፡፡ እናም በሰይፍህ ላይ  
ትኖራለህ፡ እናም ለወንድምህ ታገለግላለህ፡ ግን ደሆናል መቼ ታፈርስና  
የእርሱን ቀንበር ከአንገትህ ታላቅቅ፡፡

ወአቀጠጠ፡ ዔሳው፡ ለያዕቆብ፡ በእንተ፡ አንተ፡ በረከት፡ እንተ፡ ባረከ፡ ሎቲ፡ አቡሁ፡፡ ወደቤ፡ ዔሳው፡ በልቡ፡ ይቅረቡ፡ መዋዕለ፡ ሐዘነ፡ አቡዮ፡ ከመ፡ አቀትል፡ ለያዕቆብ፡ እትዮ፡፡ ተነገራት ግን ለርብቃ ቃላት የዔሳው የታላቁ ልጁ፤ እና ልካ ጠራቸ ለያዕቆብ የታናቹ ልጁ፤ እና አለቸለት፤ እነሆ ዔሳው ወንድምህ ያስፈራራሃል ለመግደልህ፡፡ አሁን ስለዚህ ልጄ፡ የእኔን ድምፅ ስማ፡ እና ተነስተህ ወደ መሶጳጣምያ ወደ ወንድሜ ላባን ወደ ሐራን ሸሸ፡፡ ወዐርፍ፡ ምስሌሁ፡ ገለ፡ መዋዕለ፡ እስከ፡ ይመለስ፡ መዓቲ፡፡ እና የወንድምህ ቁጣ ከአንተ ትርቅ፡ እና የሰራሀለትን ደረሳ፡ እና ልኬ ከዚያ እጠራሃለሁ፡ በአንድ ቀን ከሁለታቸሁ እንዳልተዘራ፡፡ ርብቃ ግን ለደስሐቅ አለቸው፡ በኬት ልጆቹ ሴቶቹ ምክንያት በሐይወቴ ተጨንቄአለሁ፤ ያዕቆብ ከዚህቸ ምድር ሴቶቹ ሚስት ቢወስድ፡ መኖሪ ምን ይጠቅመኛል፡፡

28

ደስሐቅ ደግሞ ያዕቆብን ጠርቶ ባረከው፡ እና አዘዘው እያለ፡ ከከነዓናውያን ሴቶቹ ሴት አትውሰድ፡፡ ተነሥቶ ሰደድ ውስተ መሶጳጣምያ ውስተ ቤተ ቤቱኤል አቡሁ ለእምክ ወንሣኦ ለከ እምህየ ብእሲተ እምውስተ አዋልደ ላባን እትሃ ለእምክ፡፡ ደህ ግን አምላኬ ደባርክህ፡ ያበዛህ፡ ያባዛህ፡ እናም ወደ የአሐዛብ ገባኤዎቹ ትሆናለህ፡፡ እናም ደስጥህ የአብርሃም አባቴን በረከት ለአንተና ለዘርህ ከአንተ በኋላ፤ ለመውረስ የመጠነ ጊዜ መኖርህን ምድር፤ አምላክ ለአብርሃም የሰጠውን፡፡ ደስሐቅም ያዕቆብን ላከ፤ ወደ መሶጳጣምያም ሄደ ወደ ላባን ልደ ቤቱኤል ሶርያዊ፤ ወንድም ርብቃ እመ ያዕቆብ እና ዔሳው፡፡

ተመልከት ግን ዔሳው ደስሐቅ ያዕቆብን ባረከው እና ከዚያ ሴት ለመውሰድ ወደ መሶጳጣምያ ሶርያ ላከው፡ እሱን ሲባርከው፡ እና ከከነዓናውያን ሴት ልጆቹ ሴት አትውሰድ እያለ አዘዘው፡፡ እና ያዕቆብ የአባቱንና የእናቱን ስማ፡ እና ወደ ሶርያ መሶጳጣምያ ሄደ፡፡ ዔሳው የከነዓን ሴት ልጆቹ በአባቱ ደስሐቅ ፊት ክፉዎቹ መሆናቸውን ስላየ ዔሳው ወደ አስማኤል ሄደ፡ እና ማዔሌትን፤ የአብርሃም ወልድ አስማኤል ሴት ልጅ፤ የነባዮት እህት፤ ከሴቶቹ ጋር ሴት አገባ፡፡

ወያዕቆብ ከመሐላ ጉድጓድ ወጣ፣ ወደሐራንም ሄደ። ወአገጥ  
 ቦታን፣ ወተኛ እዚያ፣ ፀሐይ ጠለቀቸ፣ ወወሰደ ከድንጋዮቹ ዘቦታ፣ ወአኖረ  
 ለራሱ፣ ወተኛ በዚያ ቦታ። እና ሕልም አዩ፣ እናም እነሆ መሰላል በምድር  
 ተተክሎ ነበር፣ ዘራሱም እስከ ሰማይ ደርሷል፤ እናም የእግዚአብሔር  
 መላእክት በእርሷ ላይ እየወጡና እየወረዱ ነበር። ወእግዚአብሔር  
 ተደገፈ ዲቤሃ፣ ወደቤ፣ አነ እሙ አምላክ አብርሃም አቡከ፣ ወአምላክ  
 ደስሐቅ፣ ኢትፍራህ፣ ምድር እንተ አንተ ተነውም ዲቤሃ፣ ለከ እሁባ፣  
 ወለዘርአከ። እና ዘርህ እንደ የምድር አሸዋ ይሆናል፣ እና ወደ ባህር፣  
 ደቡብ፣ ሰሜን፣ እና ምስራቅ ደሰፋል፣ እና የምድር ሁሉ ነገዶቹ በአንተ  
 እና በዘርህ ይባረካሉ። እናም እነሆ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ በምትሄድበት  
 በሁሉም መንገድ እጠብቅሃለሁ፣ እናም ወደዚህ ምድር እመልስሃለሁ፣  
 ምክንያቱም ለአንተ የተናገርኩትን ሁሉ እስክፈጽም ድረስ በፍጹም  
 አልተውህም። ወተነሥክ ያዕቆብ እምነ እንቅልፏ፣ ወደቤ፣ እግዚአብሔር  
 በዝህ ቦታ ሀሎ፣ አነሰ አላውቅም ነበር። ወፈርህ፣ ወደቤ፣ ከመ፡ ፈረህ፣ ዝ፡  
 መካን፣ ዝንቱ። አኮ፡ ዝንቱ፣ አላ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፣ ወዘቲ፡ አንቀጽ፡  
 ሰማይ። ወተነሥክ ያዕቆብ በፀብሐ፣ ወነሥክ ድንገለ ዘአንበረ ህየ  
 ለርእሱ፣ ወአቀሞ ዐምደ፣ ወክዐወ ቅብክ ላዕለ ርእሳ፣ እናም ስም ያንን  
 ቦታ ቤተ እግዚአብሔር ብሎ ጠራው፣ የከተማዋም ስም ቀደም ሉዝ  
 ነበር። እና ያዕቆብ ስእለት አደረገ እንዲህ ብሎ፣ እንደ እግዚአብሔር  
 አምላክ ከእኔ ጋር ቢሆን፣ እና በዚህ መንገድ በምሄድበት ቢጠብቀኝ፣ እና  
 ዳቦ ለመብላት እና ልብስ ለመልበስ ቢሰጠኝ፣ ወይመልስኝ በድኅንነት  
 ወደ ቤተ አባቴ፣ ወእግዚአብሔር ይሆንልኝ አምላክ። ወዝ፡ እብን፡  
 ዘአቀምኩ፡ ምሥዋዕ፡ ይከውነኒ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወኩሎ፡  
 ዘትሁብኒ፡ ዐሥራዮ፡ አዐሥር፡ ለከ።

እናም ያዕቆብ እግሮቹን አንሥቶ ወደ ምሥራቅ ምድር ሄደ፣ ወደ  
 ላባን የቤቱኤል ሶርያዊ ልጅ፣ እርሱም የርብቃ ወንድም ነበረ፣ የያዕቆብና  
 የዴሳው አናት። እና ያያል፣ እና እነሆ ጉድጓድ በሜዳው፣ እዚያም ሦስት  
 የበጎቹ መንጋዎቹ በእሱ ላይ እያረፉ ነበሩ፣ ከዚያ ጉድጓድ መንጋዎቹን  
 ያጠጡ ነበርና፣ ትልቅ ድንጋይም በጉድጓዱ አፍ ላይ ነበረ። ወይትጋባኩ፡

ሆኖ፡ኩሉ፡አሙንቱ፡መራዕይ፡ወያገልግሉ፡ውክቱ፡አብን፡አምነ፡አፉ፡ውክቱ፡  
ዐዘቅት፡ወያስተዩ፡አሙንቱ፡አባግዕ፡ወያገብሩ፡ውክቱ፡አብን፡ላዕለ፡አፉ፡  
ውክቱ፡ዐዘቅት፡ውስተ፡ውክቱ፡መካኑ፡ኪያሁ፡፡ ያዕቆብ ግን ላቸው አለ፡  
ወንድሞቹ፣ እናንተ ከዓት ናቸው? እነርሱም አሉ፡ ከሐራን ነን፡፡ ደላል ግን  
ላቸው፡ ታውቃላቸው ላባንን፣ የናኮር ልጅን? ሰዎቹ ግን ደላሉ፡  
እናውቃለን፡፡ ተናገራቸው፣ ጤነኛ ነው? እነሱም አሉ፣ ጤነኛ ነው፤ እና  
እነሆ ራሔል ሴት ልጅ ከበጎቹ ጋር እየመጣቸው ነው፡፡ ወደቤ፡ ያዕቆብ፡  
ዓዲ፡ ብዙሳ፡ መዓልት፡ ኢያ፡ ዘአምዘ፡ ሰዓት፡ ለምጋባእ፡ እንሰሳ፡  
አስተደዎሙ፡ ለአባግዕ፡ ወሐርክሙ፡ ርዐደዎሙ፡፡ እነሱ ግን አሉ፡  
አንቸልም፡ እስከ ሁሉ እረኞቹ እስኪሰበሰቡ፡ እና ድንጋዩን ከጉድጓዱ ክፍ  
እስኪያንከባልሉ፡ እና በጎቹን እስክናጠጣ፡፡ ገና እያወራ ሳለ ከእነርሱ ጋር፡  
እና እነሆ ራሔል ሴት ልጅ የላባን እየመጣቸው ነበረች ከአባቷ በጎቹ ጋር፡  
እሷ ለ ነበረች እየመገበች የአባቷን በጎቹ፡፡ ሆነ ግን ያዕቆብ ራሔልን፡  
የእናቱን ወንድም ላባንን ሴት ልጅ፡ እና የእናቱን ወንድም ላባንን  
አባጊዎቹ ባዩ ጊዜ፣ ያዕቆብ ቀርቦ ድንጋዩን ከጉድጓዱ ክፍ አንከባለለ፡ እና  
የእናቱን ወንድም ላባንን አባጊዎቹ አጠጣ፡፡ ወሰዐመ ያዕቆብ ለራሔል፤  
ወጸርኅ በቃሉ ወበከዩ፡፡ ወአወረዩ፡ለራሔል፡አስመ፡አሳው፡አቡሃ፡ውክቱ፡  
ወአስመ፡ወልደ፡ርብቃ፡ውክቱ፡፡ ወሮጸት፡አወረዩ፡ለአቡሃ፡በአሉ፡ቃላት፡፡ ሆነ  
ግን ላባን የአሁቱ ልጅ ያዕቆብን ስም ሲሰማ፣ ወደ እሱ ለመገናኘት ሮጠ፡  
እና ተቀብሎ ሳመው፣ እና ወደ ቤቱ አስገባው፣ እና እነዚህን ሁሉ ቃላት  
ለላባን ተናገረ፡፡ እና ላባን አለው፣ ከአጥንቶቹ እና ከሥጋዬ አንተ ነህ፣ እና  
ከእርሱ ጋር አንድ ወር ቀናት ቆየ፡፡

ላባን ለያዕቆብ እንዲህ አለው፡ ወንድሜ ስለሆንክ በነጻ  
ከታገለግለኝም፤ ደመወዝህ ምን እንደሆነ ንገረኝ፡፡ ለላባን፡ግን፡ሁለት፡  
ሴት፡ልጆቹ፡ነበሩት፡፡ስም፡ታላቂቱ፡ሌያ፡እና፡ስም፡ታናሽቱ፡ራሄል፡፡ ዓደኖቹ  
ግን የሌኦ ደካሞቹ ነበሩ፤ ራሔል ግን በቅርጽ ውብ እና በመልክ በጣም  
ውብ ነበረች፡፡ ያዕቆብ ግን ራሔልን ወደደ እና አለ፡ ስለ ታናሽ ሴት ልጅህ  
ራሔል ሰባት ዓመታት እገለግልሃለሁ፡፡ ላባን ግን ለእርሱ አለው፣ እሷን  
ለአንተ መስጠቱ ደሻላል፤ ወደም እሷን ለሌላ ሰው መስጠቱ፣ ከእኔ ጋር  
ኑር፡፡ እና ያዕቆብ ስለ ራሔል ሰባት ዓመታት አገለገለ፤ እነዚህም በፊቱ  
እንደ ጥቂት ቀናት ነበሩ፡፡ ምክንያቱም እሷን ስለ ፈቀራት፡፡ ያዕቆብም

ለላባን፣ ሚስቴን ስጠኝ፣ ወደ አርሲ እንድንገባ ቀናቱ ተሞልተዋልና አለው። ላባን ደግሞ የቦታውን ሰዎች ሁሉ ሰበሰቡ እና ሰርግ አደረገ። ወሆነ ምሴት፣ ወነሢአ ልጅንሃ ወለቶ፣ አምጽኦ ኅብ ያዕቆብ፣ ወቦኦ ኅቤሃ ያዕቆብ። ላባን ለሴት ልጁ ለሌኦ የገረዱ ዘልፋንን ሰጣት፤ የገረዱን ለአርሲ ሰጣት። በጠዋት ሆነ፣ እና እነሆ ልጅ ነበረች። ያዕቆብም ለላባን እንዲህ አለው፣ ይህን ምን አደረግህልኝ፤ ስለ ራሄል አላገለገልሁም ከአንተ ጋር፤ እና ለምን ከታለልከኝ፤ መለሰ እንከ ላባን፣ አደደለም እንደዚህ በእኛ ቦታ፣ ታናሽን ከታላቅ በፊት ለመስጠት። ስለዚህ የዚህችን ሳምንት ጨርስ፣ እና ይህችንም አሰጥሃለሁ በምትኩ የምትሰራው ስራ፣ ከእኔ ጋር ገና ሌሎች ሰባት ዓመታት። ገበረ ደ ያዕቆብ ከማሁ፤ ወመልክ ሰቡዐ ዛቲ፤ ወወሀቦ ላባን ራሔልሃ ለወለቱ ሎቱ ብእሲተ። ላባን ግን ለሴት ልጁ ባላን የራሱን አገልጋይ ሴት ለአርሲ አገልጋይ ሴት ሰጠ። ወገብኦ፣ ኅብ፣ ራሔል፣ ወከፍቀራ፣ ለራሔል፣ ደልቅ፣ አምልጃ፣ ወአገልገሎ፣ ሰባተ፣ ዓመተ፣ ካልካተ።

እግዚአብሔር አምላክ ሌኦ እንደምትጠላ ባዩ ጊዜ፣ ማኅፀንዋን ከፈተላት፣ ራሔል ግን መካን ነበረች። ወፀነሰት ልጃ፣ ወወለደት ወልደ ለያዕቆብ፣ ወሰመዓቶ ደግሞ ስሙ ሮቤል፣ እንደ ትብል፣ እስመ ርኦየ እግዚአብሔር ረሲየትዮ፣ ወወሀቦኒ ወልደ፣ ደእዜ እንከ ያፈቅረኒ ምትዮ። እና እንደገና ፀነሰች፣ ለያዕቆብ ሁለተኛ ልጅ ወለደች፣ እና አለች፣ እግዚአብሔር እንደምጠላ ስለሰማ፣ ይህንም ሰጠኝ፣ እና ስሙን ስምዖን ብላ ጠራችው። ወፀነሰት እንከ፣ ወወለደት ወልደ፣ ወትቤ፣ በዝ አሁ ጊዜ ኅቤዩ ይሄደ ምትዮ፣ ወለድኩ ሎቱ ሰሎሰ ወልደ፣ በአንተ ዝ ጸውዐ ስሞ ሌዊ። እናም ከተፀነሰች በኋላ እንደገና ወንድ ልጅ ወለደች፣ እና እንዲህ አለች፣ አሁን እንደገና ለዚህ ለጌታ እናመሰግናለን። በዚህ ምክንያት ስሙን ይሁዳ ብላ ጠራችው፣ እና ከመውለድ ቆመች።

ራሔል ለያዕቆብ አለመውለዷን ባዩች ጊዜ፣ ራሔል አሁኋን ቀናች፣ እና ለያዕቆብ አለችው፣ ልጆች ስጠኝ፣ ካልሆነ ግን አሞታለሁ። ያዕቆብ ተቆጥቶ ለራሄል እንዲህ አላት፣ እኔ በእግዚአብሔር ምትክ ነኝን? ፍሬ

ማኅፀንን ያነፈገሽ እርሱ አይደለምን? ራሔል ግን ለያዕቆብ አለች፡ እነሆ  
ገረድዬ ብላ፤ ወደ እሷ ግባ፤ በጉልበቶቼ ላይ ትወልድ፤ እኔም ከእሷ  
እሰራለሁ። ወሀበቶ ለእግዚአብሔር ባላንሃ፡ ወሊተ ሊቃ፡ ብእሲተ፡ ወቦክ  
ያዕቆብ ጎበ ሊቃ። ወፀነሰት፡ ብልሃ፡ አመተ፡ ራሔል፡ ወወለደት፡ ለያዕቆብ፡  
ወልደ። እና ራሔል አለች፡ እግዚአብሔር ለእኔ ፈረደ፤ እና ድምፃን ሰማ፡  
እና ልጅ ሰጠኝ፤ ስለዚህ ስሙን ዳን ብላ ጠራቸው። ወፀነሰት፡ እንከ፡  
ብልሃ፡ ወሊተ፡ ራሔል፡ ወወለደት፡ ወልደ፡ ካልዐ፡ ለያዕቆብ። ወደቤ፡  
ራሔል፡ ተጋብአኒ፡ እግዚአብሔር፡ ወተቃወምኩ፡ ምስለ፡ እኅተዮ፡ ወጎይልኩ፡  
ወጸውዐት፡ ሰሞ፡ ንፍታሌም። ልያ ከመውለድ እ እና፡ ዘልፋ፡ ወይዘሮ፡  
ዘሌክ፡ ፀነሰት፡ እና፡ ለያዕቆብ፡ ወልደ፡ ወለደት። ወአመ፡ ሌያ፡ በዕድል፡  
ወሰመዮ፡ ሰሞ፡ ጋጅ። ወፀነሰት፡ እንከ፡ ዘልፋ፡ ወሊተ፡ ለሌክ፡ ወወለደት፡  
ለያዕቆብ፡ ወልደ፡ ካልዐ። ወአመነ፡ ሌክ፡ ብፀዕት፡ አነ፡ እስመ፡ ደባርኩኒ፡  
አንሰት፡ ወጸውዐት፡ ሰሞ፡ አሴር። ሮቤል በስንዴ መከር ቀን ሄደ፤ እና  
በሜዳ ውስጥ የመንድራጎራ ፖም አገኘ፤ እና ወደ እናቱ ሌክ አመጣቸው።  
ራሔል ለእህሷ ሌክ አለች፡ ከልጅህ መንድራጎራ ስጠኝ። ሌክ እንዲህ  
አለች፡ ባለቤቴን መውሰድሽ በቂ አይደለምን? የልጄን የእንግልት  
ተክሎቸም ልትወስጁ ነው? ራሄል እንዲህ አለች፡ እንደዚያ አይደለም፡  
የልጅሽን የእንግልት ተክሎቸ ምትክ ዛሬ ማታ ከአንቺ ጋር ይተኛ።  
ያዕቆብ ማታ ከሜዳ ገባ፤ እና ሌያ ወደ እሱ ለመገናኘት ወጣች፡ እና  
አለችው፡ ዛሬ ወደ እኔ ትገባለህ፤ ምክንያቱም የልጄን ዱዳይም ምትክ  
ቀጥራሃለሁ፤ እና በዚያ ሌሊት ከእሷ ጋር ተኛ። ወሰምዐ እግዚአብሔር  
ለልያ፡ ወፀነሰት ወወለደት ለያዕቆብ ወልደ ኃምሰ ። ወደቤ ልያ፡ ወሀበኒ  
እግዚአብሔር ዋጋዮ፡ በእንተ ዘወሀብኩ ወሊትዮ ለምትዮ፡ ወጸውዐት  
ስሞ ይሳኮር፡ ዘውእቱ ዋጋ። ወፀነሰት እንከ ልያ፡ ወወለደት ወልደ ሳድሰ  
ለያዕቆብ። ወአመረ፡ ልያ፡ ወሀበኒ፡ እግዚአብሔር፡ ለኪ፡ ወሂበ፡ ሠናዮ፡  
በዛቲ፡ ደእዜ፡ ጊዜ፤ ደጎርዮኒ፡ ብእሲዮ፡ እስመ፡ ወለድኩ፡ ሎቱ፡ ሰዱሰ፡  
ውሉደ፤ ወጸውዐ፡ ሰሞ፡ ዘቡሎን። ወበኋላ፡ ይህ፡ ሴት ልጅ፡ ወለደች፡  
ወስሚን፡ አስፈሪ፡ ብሎ፡ ጠራ። ተዘከረ ግን እግዚአብሔር ራሔልን፤ እና  
እግዚአብሔር ሰማት፡ እና ማህፀንዋን ከፈተ። ወተፀነሰት ወለደት  
ለያዕቆብ ወልደ፡ ወትቤ ራሔል፤ አስወገደ እግዚአብሔራ ነውጠዮ።  
ወስሙን ዮሴፍ ብላ ጠርቀቸው እያለች፡ አምላክ ሌላ ልጅ ያክልልኝ።

ሆነ ግን ራሔል ዮሴፍን አንደወለደች፤ ያዕቆብ ላባንን አለው፤ አኔን ላክ፤ ወደ ቦታዬ እና ወደ ምድራ እንድሄድ። መልስልኝ ሴቶቼን እና ልጆቼን፤ ስለእነርሱ ያገለግልኩህ፤ እንድሄድ፤ አንተ ታውቃለህ ባርነቱን ያገለግልኩህ። ላባን ግን ተናገረ ለእርሱ፡ ከ ረከብኩ ፀጋ ቅድመ ናትከ፡ ተመከርኩ እንግዲህ፡ እስመ ባረከኒ እግዚአብሔር በመግባእከ። ግለጽ ደመወዝከ ኅቤዩ ወእሁበከ። ያዕቆብ ግን ተናገረ፡ አንተ ምን አገልግሎትህ ለአንተ ታውቃለህ፤ እና አንስሳትህ ስንት ከአኔ ጋር ነበሩ። ንኡስ ነበረ ብዙሐ ናትካ ቅድመ አኔ ፣ እና ዐበዩ ወደ ብዙሐነት ፣ እና እግዚአብሔር አምላክ ባረከ ንስኻ ካብ እግረዬ ፣ ሕጂ ስለዚ መቸ እጉብር እኸውን አኔ ንነፍሰዬ ቤት ። ወይላ አውቶ ላባን፡ ምንት ለአንተ አሰጥ፤ ደቤሎ ደግሞ ያዕቆብ፡ አደሰጠኝ ምንትኒ፤ እመ ትጉብር ለአኔ ዘንተ ቃል፤ እንደገና አሰድድ አባግዕከ፤ ወእጠብቅ። ሁሉ በጎቸህ ዛሬ ይሻገሩ፤ እና ከዚያ በበጎቸ ውስጥ ያለውን ሁሉ ጥቁር በግ፤ እና በፍዩሎቹ ውስጥ ያለውን ሁሉ ነጠላና ነጠብጣብ ላይ፤ ደህ ደመወዝዬ ይሆናል። እና ፅድቅዬ በማግስቱ ቀን ደመሰክርልኛል፤ ምክንያቱም ደመወዝዬ በፊትህ ነው፤ በፍዩሎቹ ውስጥ ነጠብጣብ እና ነጭ ምልክት ያልሆነ ሁሉ፤ እና በበጎቹ ውስጥ ጥቁር ያልሆነ ሁሉ፤ ከአኔ ዘንድ እንደተሰረቀ ይቆጠራል። ላባን ግን ለእርሱ አለው፤ እንደ ቃልህ ይሁን። እና በዚያ ቀን ነጠብጣብ እና ነጭ ያሉትን ጠቦቶ፤ እና ነጠብጣብ እና ነጭ ያሉትን ሁሉ ፍዩሎቹ፤ እና በበጎቹ ውስጥ ጥቁር የነበረውን ሁሉ፤ እና በእነርሱ ውስጥ ነጭ የነበረውን ሁሉ ላየ፤ እና በልጆቹ አጅ ሰጠ። እና የሦስት ቀናት መንገድ አስወገደ፤ እና በእነርሱ መካከል እና በያዕቆብ መካከል፤ ያዕቆብ ግን የላባንን የቀሩትን በጎቹ ሰለጠነ። ያዕቆብ ግን ለራሱ የስቱራክስ ትኩስ በትር እና የለውዝ እና የአውሮፕላን ዛፍ ወሰደ፤ እና ያዕቆብ እነርሱን ነጭ ላጣዎቹ ላጠ፤ እና ትኩሱን እየላጠ፤ ያለጠው ነጭ በበትሮቹ ላይ ልዩ ሆኖ ታየ። እና አኖረ እነዚያን ዘላጠፈባቸውን በትሮቹ በውሃ መጠጫዎቹ ውስጥ፤ ስለዚህ በጎቹ ለመጠጣት ሲመጡ፤ ለመጠጣት ሲመጡ በበትሮቹ ፊት ሆነው፤ በጎቹ በበትሮቹ ላይ ይፀንሱ። እና አባጊዎቹ ወደ በትሮቹ አያረገዙ ነበር፤ እና አባጊዎቹ ንጹህ ነጭ፤ ቀለም ያላቸው እና ግራጫ ነጠብጣብ ያላቸው ወለዱ። ንኣባጊዕ ግን ፈለየ ያዕቆብ፤ ወአቀመ ቅድመ ኣባጊዕ በግዕ ነጻ፤ ወኩሎ ዘተለውለው በውስተ ኣባጊዕ፤ ወፈለየ ለርእሱ መራዕዩ በበርእሱ፤

ወኢኅለጦሙ ውስተ ኣባረዕ ላባን። ሆነ ግን በዚያ ጊዜ በጎቹ በማኅፀን እያረገዙ በነበሩበት ጊዜ፣ ያዕቆብ በትሮቹን በመጠጫዎቹ ውስጥ በበጎቹ ፊት አስቀመጠ። እነርሱ እንደ በትሮቹ እንዲያረገዙ። ጊዜ ግን በጎቹ ሲወልዱ አላደረገም፣ ሆነም ምልክት የሌላቸው የላባን ሆኑ፣ ምልክት ያላቸው ግን የያዕቆብ ሆኑ። እናም ሰውየው በጣም በጣም ሀብታም ሆነ፣ እና ብዙ ከብቶቹ፣ በሬዎቹ፣ ሰራተኞቹ፣ አገልጋይ ሴቶቹ፣ ግመሎቹ እና አህዮቹ ነበሩት።

31

ያዕቆብ ግን የላባን ልጆቹ ቃላትን ሰማ፣ እያሉ፡ ያዕቆብ የአባታችንን ሁሉ ወሰደ፤ እና ከአባታችን ይህን ሁሉ ክብር አደረገ። ወርአዩ ያዕቆብ ገጸ ላባን ወናሁ አልበ ኅቤሁ ከመ ትናንት ወሃልስተ ዕለት። ተናገረ እግዚአብሔር ወደ ያዕቆብ፡ ተመለስ ወደ ምድረ አባትህ እና ወደ ትውልድህ፡ እናም ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ያዕቆብ ልኮ ልያንንና ራሔልን ወደ መንጋዎቹ የነበሩበት ሜዳ ጠራ። ወይቤሎን፡አሌኪ፡አነ፡ገጸ፡አቡክን፡ እስመ፡አኮ፡ኅቤዩ፡ከመ፡ትናንት፡ወሃልስተ፡ዕለተ፡ወአምላከ፡አቡዮ፡ሀሎ፡ ምስሌዩ። እናንተም እነዚህን ታውቃላችሁ፣ ምክንያቱም በሙሉ ኃይሌ አባታችሁን አገልግያለሁ። ግን አባታችሁ አታለላኝ፣ እና ደመወዜን የአሥሩን አምኖን ቀየረ፣ እና እግዚአብሔር እንዲጎዳኝ አልሰጠውም። እሱ እንደዚህ ቢል፣ ቀለም ያላቸው የአንተ ደመወዝ ይሆናሉ፣ እና ሁሉም በጎቹ ቀለም ያላቸውን ደወልዳሉ፤ ግን እሱ ነጮቹ ቢል፣ ነጮቹ የአንተ ደመወዝ ይሆናሉ፣ እና ሁሉም በጎቹ ነጮቹን ደወልዳሉ። ወአወሰደ እግዚአብሔር ኩሎ እንስሳ አቡክሙ ወወሀበኒ ሎሙ። ወኮነ፡መዋዕለ፡ እንዘ፡ደረስዩ፡እማንቱ፡አባግዕ፡በከርሥ፡እንዘ፡ደነሥኑ፡ወርኢኩ፡ በአዕደንትዮ፡በሐልም፡ወናሁ፡እማንቱ፡አጣሊ፡ወእማንቱ፡አባግዕ፡ተባዕት፡ እንዘ፡ደዐርገ፡ላዕለ፡እማንቱ፡አባግዕ፡ወላዕለ፡እማንቱ፡አጣሊ፡ጸዓድት፡ ወርቁቃን፡ወሐመልማላት፡ርቁቃን። ወይቤለኒ፡መልክኩ፡እግዚአብሔር፡ በሐልም፡ያዕቆብ፡ወአነ፡ደግሞ፡እቤ፡ምንት፡ውአቱ። ወይቤ፡አንሥእ፡ አዕደንቲክ፡ወርአደ፡አጣልያተ፡ወአባግዕተ፡ዘደዐርገ፡ላዕለ፡አባግዕ፡ ወአጣልያት፡ጸዓዳ፡ወብሩራተ፡ወሐመልማላት፡ርእኩ፡እስመ፡ኩሎ፡ ዘደገብር፡ለከ፡ላባን። አነ እሙ እግዚአብሔር ዘተራእዮ ለከ በመካነ

እግዚአብሔር፡ ኅብ መሰሐከ ለኢ ህየ ዐምደ ወመሐልከ ለኢ ህየ መሐላ።  
ደአዜ እንከ ተነሥእ ወውዳእ እምነ ምድር ዛቲ፡ ወሑር ውስተ ምድር  
ዘትውልድከ፡ ወእሄሉ ምስሌከ። እና ራኬልና ሌአ መልስ ሰጥተው አሉት።  
በአባታቸን ቤት ለእኛ ገና ድርሻ ወደም ርስት የለም? አደደለም እንደ  
ባዕድ ተቆጥረናል ለእርሱ? ሸጠን እና ብራቸንን በመብላት በላ። ሁሉ  
ብልጽግናና ክብር፡ አምላክ ከአባታቸን የወሰደው፡ ለእኛና ለልጆቻቸን  
ደሆናል፤ አሁን ስለዚህ አምላክ ለአንተ የተናገረውን ሁሉ አድርግ።  
ያዕቆብም ተነሥቶ ሴቶቹንና ልጆቹን በግመሎቹ ላይ አሳረ። ወአውጽአ  
ኩሎ ንዋዮ ዘሀሎ ሎቱ፡ ወኩሎ መዋዕለ ዚአሁ ዘአጥረየ በምድረ  
ሜሶጶጣምያ፡ ወኩሎ ዘሎቱ፡ ከመ ደሑር ኅብ ደስሐቅ አቡሁ ውስተ  
ምድረ ከናካን። ላባን ግን የበጎቹን ለመላጩት ሄደ፡ ራኬል ግን የአባቷን  
ጣዖታት ሰረቀቸ። ያዕቆብ ግን ላባንን ሰርያውን ደበቀው፡ እንደሚሸሸ  
ላለማሳወቅ። እና እርሱ ሸሸ፡ እና ሁሉም የእርሱ፡ እና ወንዙን አቋረጠ።  
እና ወደ ገላክድ ተራራ ሄደ። ተነገረ ግን ላባን ለሰርያዊው በሦስተኛው  
ቀን፡ ያዕቆብ እንደሸሸ። እና እኩቱን ምስሌሁ አንሥቶ፡ ሰብዐ መዋዕለ  
መንገል ድሳጌሁ ሰዐለ፤ እና በገላክድ ደብር አድረከ። መጣ ግን  
እግዚአብሔር ወደ ላባን ሰርያዊው በእንቅልፍ በሌሊቱ፡ እና አለው  
ለእርሱ፡ ጠብቅ ራስህን በፍጹም አትናገር ከያዕቆብ ጋር ክፉ። እና ላባን  
ያዕቆብን አደረሰ፤ ያዕቆብ ግን ድንኳኑን በተራራው ተከለ፤ ላባን ግን  
ወንድሞቹን በገላክድ ተራራ አቆመ። ላባን አነበ ለያዕቆብ፡ ምንት  
አደረግህ፡ ለምንት በስውር ሸሸህ፡ ወሰረቅኸኝ፡ ወወለቱን እንደ  
ምርኮኞቹ በሰይፍ ወሰድኸ፡ ወእመ አንሀግከኒ፡ ፈነውኩክ በሐሴት  
ወምስለ ሙዚቃ ወምስለ ዐጸድ ወምስለ ቀስተ። እና ልጆቹንና ሴት  
ልጆቹን ለመሳም አልተገባሁም፤ አሁን ግን በሞገኝት ሠራህ። ወአሁን  
እደ እኔ ትጽንዕ ለመግዳት አንተ፤ ነገር ግን አምላክ አባትህ ትናንት ወደ  
እኔ አለ እያለ፡ ራስህን ጠብቅ ከ ያዕቆብ ጋር ክፉን በፍጹም እንዳትናገር።  
አሁን ስለዚህ ሄደህ፤ በመናፈቅ ናፈቅህ ወደ የአባትህ ቤት መሄድ፡ ለምን  
የእኔን አማልክት ሰረቅህ፤ ያዕቆብ ግን መልስ ሰጥቶ ለላባን አለ፡  
ምክንያቱም ፈራሁ፡ ምክንያቱም አልኩ፡ ምናልባት ሴት ልጆቼህን ከእኔ  
ትወስድ፡ እና ሁሉንም የእኔን። ወደቤ ያዕቆብ፡ እምነብ ዘተረክብ  
አማልክተከ፡ ኢደሐየው ቅድመ እኅዊነ። አእምር ምንተ ውእቱ እምነቤ፤  
እምዘከ፡ ወንሣእ። ወኢአእመረ እምነቤሁ ዘኢምንተኒ። ወኢያእመረ

ደግሞ ያዕቆብ፡ እስመ ራሔል ብእሲቱ ሰረቀቶሙ። ላባን ገብቶ የሌከን ቤት ፈተሸ፤ እና አላገኘም፤ እና ከሌከ ቤት ወጣ፤ እና የያዕቆብን ቤት ፈተሸ፤ እና የሁለቱን ገረዶች ቤት፤ እና አላገኘም፤ ግን ወደ ራሔል ቤት ገባ። ራሔል ግን እነዚያን ጣዖታት ወስዳ በግመሉ የአሸዋሪ ከረጢቶች ውስጥ አስገባቸዋል። እና በላያቸው ተቀመጠች። ወይቤላ ለአቡሃ፡ እንደ ኢደክብኛ ላዕሌከ እግዚአባላ፡ ኢአክል ቆም ቅድሜክ፡ እስመ ከመ ልማድ ደቂቀ አንስት ሀሎኒ። ወፈተሽ ላባን ውስተ ኩሉ ቤት፡ ወኢረከበ ጣዖተ። ያዕቆብ ተቈጣ፤ እና ከላባን ጋር ተዋጋ፤ ያዕቆብም መልስ ሰጥቶ ለላባን አለ፡ የኔ በደል ምንድን ነው? እና የኔ ኃጢአት ምንድን ነው። ኋላዬን ስለ ተከታተልክ፤ እናም ምክንያቱም ሁሉንም የቤቴን ዕቃዎች ፈተሽህ፤ ከሁሉም የቤትህ ዕቃዎች ምን አገኘህ፤ እዚህ የአንተ ወንድሞች እና የእኔ ወንድሞች ፊት አስቀምጥ፤ እና በሁለታችን መካከል ይፍረዱ። እነዚህ ሃያ ዓመታት ከአንተ ጋር ነበርኩ፤ በጎቸህና ፍየሎቸህ አልተዋረዱም፤ የበጎቸህን ወንዶች አልበላሁም። በአውራ የተገደለን አልመጣሁልህም፤ የቀን ስርቆቶችንና የሌሊት ስርቆቶችን ከራሴ አመልስ ነበር። በቀን ሙቀት እየተቃጠልሁ ሆንሁ፤ እና በሌሊት ቅዝቃዜ፤ እና እንቅልፌ ከአይኖቼ ርቆ ነበር። እነዚህ ሃያ ዓመታት በቤትህ ነበርኩ፤ አስራ አራት ዓመታት ለሁለቱ ሴት ልጆቸህ ምትክ አገለገልኩህ፤ እና ስድስት ዓመታት በበጎቸህ ውስጥ፤ እናም ደመወዜን አስር ጊዜ አታለልክኝ። ብእግዚአብሔር ዘአቡየ አብርሃም ወፍርሀት ይሰረቅ ኢኮነ ሊተ፡ ይእዜ ባሕቱተ ፈነውከኒ። ዘመዓተየ ወዳማየ እደውየ ርእየ እግዚአብሔር ወገሠጸክ ትናንት።

መልስ ሰጥቶ ግን ላባን ለያዕቆብ አለ፡ እነዚህ ሴት ልጆቻ የእኔ ሴት ልጆቻ ናቸው፤ እና ወንድ ልጆቻ የእኔ ወንድ ልጆቻ ናቸው፤ እና እነዚህ እንሰላት የእኔ እንሰላት ናቸው፤ እና ሁሉም አንተ የምታየው የእኔ ነው፤ እና ስለ ሴት ልጆቼ፤ ዛሬ ለእነዚህ ምን አደርጋለሁ ወይም ለልጆቻቸው እነዚያን ለወለድኳቸው፤ አሁን እንግዲህ ና አስራራ ኪዳን እኔና አንተ፤ እና ይሆናል ለምስክርነት በመካከላችን፤ አለው ግን ለእርሱ፤ እነሆ ማንም ከእኛ ጋር የለም፤ ተመልከት አምላክ ምስክር ነው በመካከላችን። ያዕቆብ ግን ድንጋይ ወሰደና እንደ ምሰሶ አቆመው። ያዕቆብ ለወንድሞቹ፤ ድንጋዮችን ሰብስቡ አለ፤ ድንጋዮችን ሰበሰቡ፤ ኮረብታ አደረገ፤ እዚያ

በኮረብታው ላይ በሉ። ላባንም ለእርሱ፣ ደህ ኮረብታ በእኔና በአንተ መካከል ዛሬ ምስክር ይሆናል አለው። ወላባን ጠራው ኩብ የምስክርነት፣ ያዕቆብ ደግሞ ጠራው ኩብ ምስክር። ላባን ለያዕቆብ አለው፣ እነሆ ደህ ኩብ እና ደህ ምስሶ ዘክቆምኩት በእኔና በአንተ መካከል፣ ደህ ኩብ ምስክር ነው፣ እና ደህ ምስሶ ምስክር ነው፣ ስለዚህ ስሙ ተጠራ፣ ኩብ ምስክር። እና እርሰት ዘይቤ፣ ደርአይ እግዚአብሔር መካከለ እኔ እና አንተ፣ እስመ ንፈላለይ አንዱ እምአንዱ። ከሴቶቹ ጋር ሴቶችን ብትወስድ ወይም ሴቶቹን ብታዋርድ፣ ተመልከት፣ ከእኛ ጋር የሚያይ ማንም የለም፣ አምላክ በእኔና በአንተ መካከል ምስክር ነው። ከሆነ እኔ ወደ አንተ ባልሻገር ወይም አንተም ወደ እኔ ደህን ኮረብታ እና ደህን ምስሶ በከፋት ባትሻገር። የአብርሃም አምላክና የናሆር አምላክ በመካከላችን ይፍረዱ፤ ያቆብም በአባቱ በደስሐቅ ፍርሃት መሐላ። ወሠዋዕ፣ ሠዋዕዮ፣ በደብር፣ ወጸው፣ አጎዊሁ፣ ወበልዑ፣ ወሰትዮ፣ ወጎደሩ፣ በደብር።

32

ላባን ጠዋት ተነሥቶ ወልዱንና ወለቱን ሰዐመ፤ ባረካቸውም፤ ከዚያም ተመልሶ ወደ ቦታው ሄደ።

ወያዕቆብ፡ሐረ፡በፍኖቱ፡ወአንሥኑ፡ዐደኖ፡ርእዮ፡ትዕይንተ፡ እግዚአብሔር፡እንተ፡አትረፈት፡ወተቀበልዎ፡መላእክተ፡እግዚአብሔር። ያዕቆብም ሲያያቸው፣ የእግዚአብሔር ሰፈር ደህ ነው አለ፣ እናም የዚያን ቦታ ስም ሰፈሮች ብሎ ጠራው።

ያዕቆብ ደግሞ መልእክተኞቹን ከፊቱ በፊት ወደ ወንድሙ ዔሳው ላከ፣ ወደ ሴዒር ምድር፣ ወደ ኤዶም አገር። እና አዘዘአቸው እንዲህ እያለ፡ ለጌታዬ ዔሳው እንዲህ ትላለችሁ፤ ባሪያህ ያዕቆብ እንዲህ ይላል፡ ከላባን ጋር ተቀመጥሁ እና እስከ አሁን ዘገየሁ። ወሆኑ፡ለኔ፡በሬዎቹ፡ ወአህዮቹ፡ወበጎቹ፡ወልጁቹ፡ወወጣት፡ሴቶቹ፡ወላክሁ፡ለማሳወቅ፡ ለጌታዬ፡ዔሳው፡እንዲያገኙ፡ልጅህ፡ጸጋ፡በፊትህ። እናም መላእክቱ ወደ ያዕቆብ ተመለሱ እንዲህ ብለው፡ ወደ ወንድምህ ዔሳው መጣን፤ እናም እነሆ እርሱ ለመገናኘትህ እየመጣ ነው፤ እና አራት መቶ ሰዎች ከእርሱ

ጋር አሉ። ያዕቆብ ግን በጣም ፈራ እና ተጨነቀ፣ እናም ከእርሱ ጋር የነበረውን ሕዝብ፣ በሬዎቹን፣ ግመሎቹን እና በጎቹን ወደ ሁለት ሰፈሮች ከፈለ። እና ያዕቆብ አለ፡ ዌሳው ወደ አንድ ሰፈር ቢመጣ እና ቢመታት፣ ሁለተኛው ሰፈር ለማምለጥ ይሆናል። ያዕቆብ አለ፣ የአባቱ አብርሃም አምላክ እና የአባቱ ደስሐቅ አምላክ፣ ጌታ አንተ ለእኔ ያልከው፣ ወደ የትውልድህ መሬት ሂድ፣ እና መልካም አሰራሪህህ፣ ደበቃኝ ከሁሉ ጽድቅ እና ከሁሉ አውነት ዘአደረግክ ለባሪያህ፤ በዚህ በትሬ አቀበርኩ ይህን የርዳኖስ፣ አሁን ግን ሆንኩ ወደ ሁለት ሰፈራት። አድነኝ ከወንድሜ አጅ፣ ከዌሳው አጅ፣ ምክንያቱም እኔ እሱን አፈራለሁ፣ ምናልባት መጥቶ እኔንና እናትን ከልጆቹ ጋር ይመታ። አንተ ግን አልክ፣ ደህና አደርግሃለሁ፣ እና ዘርህን እንደ ባሕር አሸዋ አደርገዋለሁ፣ እሱም በብዛቱ አይቆጠርም። ወተጎደረ ህየ በይክቲ ሌሊት፣ ወነሥኦ እምነ አለ አምጽኦ ስጦታተ፣ ወፈነወ ለዌሳው አኑሁ። ሁለት መቶ ፍየሎቹ፣ ሃያ ፍየሎቹ፣ ሁለት መቶ በጎቹ፣ ሃያ አውራ በጎቹ፣ ግመሎቹ ጡት የሚያጠቡ እና ልጆቻቸው ሰላሳ፣ በሬዎቹ አርባ፣ ወንድ በሬዎቹ አስር፣ አህዮቹ ሃያ፣ እና ግልገሎቹ አስር። ወሰጠላቸው ለአገልጋዮቹ መንጋውን እያንዳንዱን ብቻውን፣ እና ለአገልጋዮቹ አለ፣ ከፊቱ ቀደመ፣ እና ክፍተት አድርገው በመንጋና በመንጋ መካከል። ወአዘዘ ለቀዳማዊ እንዘ ይብል፣ እመ ተራከበከ ዌሳው አኑየ ወሰአለከ እንዘ ይብል፣ ለመኑ አንተ፣ ወአይቲ ትሔውጽ፣ ወለመኑ አሙንቲ እለ ይቀድሙከ፣ ትላለህ፣ የአንተ ልጅ ያዕቆብ ስጦታዎቹን ለጌታዬ ዌሳው ላከ፣ እና እነሆ እርሱ ራሱ ከእኛ በኋላ ነው። ወአዘዘ ለቀዳማዊ ወለካልኦ ወለሣልስ ወለኩሎሙ እለ የሐውሩ ቅድመ ድጎረ እምነ መራዕይ እሉ እንዘ ይብል፣ በከመ ቃል ዝ ተናገረ ለዌሳው በረከበከሙ ሎቱ። እናም ትላላችሁ፣ እነሆ ባሪያህ ያዕቆብ ከእኛ በኋላ ይመጣል፣ ምክንያቱም አለ፣ ፊቱን በሚቀድሙት ስጦታዎቹ አስታርቃለሁ፣ እና ከዚህ በኋላ ፊቱን እመለከታለሁ፣ ምናልባት ምክንያቱም ፊቱን ይቀበላል። እና ስጦታዎቹ ከፊቱ ቀድመው ሄዱ፣ እርሱ ግን በዚያ ሌሊት በካምፑ ውስጥ ተኛ። ተነሥቶ ግን በዚያ ሌሊት፣ ሁለቱን ሴቶቹ፣ ሁለቱን ወሊደ፣ አሥራ አንዱን ልጆቹን ወሰደ፣ እና የኖቦቅን መሻገሪያ አለፈ። ወወሰደ፣ እሙንቲ፣ ወወደደ፣ ውረዘ፣ ወአዐደ፣ ኩሎ፣ ዘሊቱ።

ያዕቆብ ግን ብቻውን ተረፈ፣ እና አንድ ሰው ከእርሱ ጋር አስከጠጠ፣ ድረስ ተዋጋ። ራክ ግን እንደማይቸል ወደ እርሱ፣ እና ነካ የእርሱን የሰኩን ስፋት፣ እና አደንዘዘ የያዕቆብን የሰኩን ስፋት በእርሱ ጋር በመታገል ጊዜ። እና አለው ለእርሱ፣ ላከኝ፣ ንጋት ወጥቶክልና። እርሱ ግን አለ፣ አልልክህም፣ ካላባረክኸኝ። ተናገረው፣ ስምህ ምንድን ነው? እርሱም መለሰ፣ ያዕቆብ። ወደቤሎ፣ አኮ፣ ደሰመደ፣ ዓዲ፣ ስምኮ፣ ያዕቆብ፣ አላ፣ እስራኤል፣ ደከውን፣ ስምኮ፣ እስመ፣ ተጠየቀክ፣ ምስለ፣ እግዚአብሔር፣ ወምስለ፣ ሰብክ፣ ታያል፣ ተከውን። ያዕቆብ ግን ጠየቀ እና አለ፣ ስምህን አሳውቀኝ፣ እና አለ፣ ለምን አንተ ስሜን ትጠይቃለህ፣ እና እዚያ ባረከው። ወጠራ ያዕቆብ ስመ ውክቱ ቦታ፣ ምስለ እግዚአብሔር፣ እስመ ራኪቱ ለእግዚአብሔር ገጽ ምስለ ገጽ፣ ወተድተነት ነፍሱን። ተነሣለት ፀሐይ ለእርሱ በጊዜ ዘአለፈ መልክ የእግዚአብሔር፣ እርሱ ግን ደሰንከላል በቦታው። በዚህ ምክንያት የእስራኤል ልጆች የደነዘዘውን ጅምር፣ ዘበጭኔው ስፋት ላይ ያለውን፣ እስከዚህ ቀን ድረስ አይበሉም፣ ምክንያቱም የያዕቆብን የጭኔውን ስፋት የደነዘዘውን ጅምር መሰው።

33

ያዕቆብ ዓይኖቹን አንስቶ ባዩ ጊዜ፣ እነሆ ወንድሙ ዔሳው እየመጣ ነበር፣ እና አራት መቶ ሰዎች ከእርሱ ጋር ነበሩ፣ እና ያዕቆብ ልጆቹን በልጃ፣ በራሔል፣ እና በሁለቱ ገረዶች ላይ ከፈላቸው። እና ሁለቱን ወጣት ሴቶች እና ልጆቻቸውን በመጀመሪያ አስቀመጠ፣ ሌላንና ልጆቹን ኋላ፣ ራሄልንና ዮሴፍን በመጨረሻ አስቀመጠ። ራሱ ግን ከፊታቸው ቀደመ፣ እና ወደ ወንድሙ እስኪቀርብ ድረስ ሰባት ጊዜ በምድር ላይ ሰገደ። እና ኤሳው ለመቀበል ሮጠ፣ እና ያቀፈውና በአንገቱ ላይ ወደቀ፣ እና መከሰው፣ እና ሁለቱም አለቀሱ። ወአንሳ ዐይኖ ዔሳው ርክሳ ሳቡረ አንስት ወውሉደ፣ ወደቤ፣ ምንት አሉ ለከ እሙንቱ። ወሀዋ ደቤ፣ ውሉድ እለ ሐሰየ እግዚአብሔር ለገብርከ። ወቀረቡ እለ ወሬዛት ወውሉዶሙ፣ ወሰገ። ወቀረበት፣ ሌያ፣ ወውሉዳ፣ ኪያሃ፣ ወሰገዱ፣ ወእምድሳረ፣ እሉ፣ ቀረበት፣ ራሔል፣ ወዮሴፍ፣ ወሰገዱ። ወደቤ፣ ምንት፣ አሉ፣ ለከ፣ ውክቱ፣ ኩሉ፣ እሙ፣ ትዕይንት፣ አሉ፣ አለ፣ ተራከብኩ። ወደቤ፣ ከመ፣ ደረክብ፣ ወልድክ፣ ሞገስ፣ ቀድመ፣ ከ፣ እግዚአኝ። ዔሳው ግን ደላል፣ ለእኔ ብዙ ነው፣ ወንድሜ፣

የአንተ ለአንተ ይሁን። ያዕቆብ ግን አለ፣ በፊትህ ፀጋ ካገኘህ፣ በእጅ  
 ያመጣሁትን ስጦታዎቻ ተቀበል፣ ስለዚህ ምክንያት ፊትህን አየሁ፣ እንደ  
 አንድ ሰው የአምላክን ፊት የሚያይህ ሁሉ፣ እና ትደሰትብኛለህ። ውሰድ  
 የእኔን በረከቶቻ እነዚያን ለአንተ ያመጣሁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር  
 ርህራሄ አደረገልኝ፣ እና ሁሉ ለእኔ ነው፣ እና አስገደደው፣ እና ወሰደ።  
 ወአቤ፣ ተነሥአኑ፣ ንሑር፣ በቅድመ። ግን ለእርሱ ተናገረ፣ ጌታዬ ያውቃል፣  
 ምክንያቱም ልጆቼ ለስላሳዎቻ ናቸው፣ እና በጎቹና ላሞቹ በእኔ ላይ  
 ያጠቡ ናቸው። ስለዚህ ከሆነ አንድ ቀን በጥንካሬ እከታተላቸው፣ ሁሉም  
 እንሰሳቱ ይሞታሉ። እግዚአባይ ይቅደም ቅድመ ገብሩ፣ አነ ግና እትጸንዕ  
 በመንገድ በከመ ዘገድ ናይ ጉዞ ዘቅድሜዎ፣ ወበከመ እግር ናይ ወራዙት፣  
 እስከ እመጽእ ብሎ እግዚአባይ ውስተ ሴዒር። ዔሳው ግን፣ ከእኔ ጋር ካለው  
 ሕዝብ ከአንተ ጋር አተዋለሁ አለ፣ እርሱ ግን፣ ለምን ይህ? በቂ ነው  
 ምክንያቱም በፊትህ ጸጋ አገኘህ፣ ጌታዬ አለ። ዔሳው ግን በዚያ ቀን ወደ  
 ሴዒር ወደ መንገዱ ተመለሰ። እና ያዕቆብ ወደ ድንኳኖቻ ሄደ፣ እና እዚያ  
 ለራሱ ቤቶቻ አደረገ፣ እና ለከብቶቹ ድንኳኖቹን አደረገ፣ ስለዚህ የዚያን  
 ቦታ ስም ድንኳኖቹ ብሎ ጠራው።

ወመጣ ያዕቆብ ወስተ ሳሌም፣ ሀገረ ሴኬም፣ እንተ ሀለወት በምድረ  
 ከናአን፣ ሶበ ተመደጠ እምነ መሶጵጣምያ ሶርያ፣ ወአንበረ በቅድመ ገጸ  
 ሀገር። ወገዛ መክፈለ ገዳም፣ ብሎ አቀመ ህየ ድንኳኖ፣ እምኤሞር አቡሁ  
 ለሴኬም፣ በምእት አምኖን። ወአቀመ፣ ህየ፣ መሥዋዕተ፣ ወጸው፣ አምላክ፣  
 እስራኤል።

34

ወጣቸ ዲና፣ ሴት ልጅ የሌላ፣ እርሷ ወለደችለት ለያዕቆብ፣ ለመረዳት  
 ሴት ልጆቻ የአገሪቱ ነዋሪዎቻ። ወርእዮ፣ ኪያሃ፣ ሴኬም፣ ወልደ፣ ኤሞር፣  
 ሔዋዊ፣ መስፍነ፣ ምድር፣ ወነሢኦ፣ ኪያሃ፣ ሰከበ፣ ምስሌሃ፣ ወአዋረዳ፣  
 ኪያሃ። ወአስተውዐ ለነፍሱ ዲናስ ዘወለተ ያዕቆብ፣ ወአፍቀራ ለድንገል፣  
 ወተናገረ በከመ ሕሊና ዘድንገል ለዛቲ። ሲኬም ለአቡሁ ለእሞር ይቤሎ  
 እንዘ ይብል፣ ንሣእ ሊተ ለዛቲ ወለት ለብእሲት። ያዕቆብ ግን ሰማ፣  
 ምክንያቱም የኤሞር ወልድ ዲናን ወለቱን አረከሰ፣ ወልዶቹ ግን በሜዳ

ከአንስሳቶቹ ጋር ነበሩ፤ ያዕቆብ ግን እስከ እነርሱ አስኪመጡ ድረስ ዝም አለ። ወጣ እንደሆነ እሞር አቡ ስኬም ወደ ያዕቆብ ከእርሱ ጋር ለመናገር። የያዕቆብ ወልዶች ከሜዳው መጡ፤ ሲሰሙ ግን ሰዎቹ ተወጉ፤ እና በጣም ሐዘን ላቸው ነበረ፤ ምክንያቱም በእስራኤል አስቀያሚ ነገር አደረገ፤ ከያዕቆብ ሴት ልጅ ጋር ተኝቶ፤ እና እንደዚህ አይሆንም። ወተናገረ እሞር ላቲሆሙ እንደ ደብል፡ ስኬም ወልድየ መረጸ በነፍሱ ወለተክሙ። ሀቡ እንከ ኪያሃ ሎቱ ብእሲተ። እና ከእኛ ጋር ደጋቡ፤ ሴቶቻቸውን ለእኛ ስጡን፤ እና የእኛን ሴቶች ለወንዶቻቸው ውሰዱ። እናም በእኛ ዘንድ ኑሩ፤ እናም እነሆ ይህ ምድር በፊታቸው ሰፊ ናት፤ ኑሩ፤ እናም በእርሷ ላይ ንግድ ስሩ፤ እናም በእርሷ ውስጥ ንብረት ይዙ። ሴኬም ግን ወደ አባቷ እና ወደ ወንድሞቿ አለ፤ በፊታቸው ፀጋ እገኛ፤ እና የምትሉትን እንሰጣለን። ያባዙ መሀረ በጣም፡ ወአሁብ እንደ ዘተብሉኒ፡ ወትሁቡኒ ለዛቲ ሐፀን ለብእሲት።

የያዕቆብ ልጆች በማጭበርበር መለሱ ለሲኬም እና ለአባቱ ኤሞር፤ እና ተናገሯቸው፤ ምክንያቱም አህታቸውን ዲናን አረከሷት። ወደቤልምሙ፡ ሰምዖን፡ ወሌዊ፡ አት፡ ዲና፡ አኮ፡ ንክል፡ ግበረ፡ ዘንተ፡ ቃለ፡ ወሀብ፡ አሳትነ፡ ለብእሲ፡ ዘበ፡ ቊር፡ ፀት፡ አስመ፡ ነቅዑ፡ ውእቱ፡ ለነ። ብቻ በዚህ እንመሳሰላቸዋለን፤ እናም በመካከላቸው እንኖራለን፤ እንደ እኛ ከሆናቸው፤ የአናንተ ወንድ ሁሉ ከተገረዘ። እናም ሴቶች ልጆቻችን ላንተ እንሰጣለን፤ እናም ከሴቶች ልጆቻቸው ለእኛ ሴቶችን እንወስዳለን፤ እናም ከአንተ ጋር እንኖራለን፤ እናም እንደ አንድ ዘር እንሆናለን። ግን እንተ አይሰማቸውን እኛን ለመግረዝ፤ ሴት ልጆቻችን ወስደን እንሄዳለን። ወእነዚያ ቃላት አስደሰቱ በእሞር ፊት ወበስኬም የእሞር ልጅ ፊት። እናም ወጣቱ ሰው ይህን ቃል ለማድረግ አልዘገየም፤ ምክንያቱም የያዕቆብን ሴት ልጅ በጣም ይወዳት ነበር፤ እርሱም በአባቱ ሴት ካሉት ሁሉ በጣም የተከበረ ነበር። ኤሞር እና ልጁ ሴኬም ወደ ከተማቸው በር መጡ፤ እና ከከተማቸው ሰዎች ጋር እያሉ ተናገሩ፤ እነዚህ ሰዎች ሰላማዊ ናቸው፤ ከእኛ ጋር በምድር ላይ ይኑሩ፤ እና በእሷ ይነገዱ፤ ምድር ግን እነሆ ፊታቸው ሰፊ ነች፤ ሴቶቻቸውን ለእኛ ሚስቶች እንወስዳለን፤ እና ሴቶቻችንን ላቸው እንሰጣለን። በዚህ ብቻ እነዚያ ሰዎች ከእኛ ጋር ለመኖር አንድ ሕዝብ እንድንሆን የእኛ ሁሉ ወንድ እንደ እነርሱ

እንደተገረዙ በመግረዝ ይመስሉናል። እና የእነርሱ እንስሳት፣ እና አራት እግር እንስሳት፣ እና የእነርሱ ንብረቶች፣ የእኛ አይሆኑምን? ብቻ በዚህ ለእነርሱ እንመስል፣ እና ከእኛ ጋር ይኖራሉ። ወሰምዑ፡-ለእሞር፡ ወለሲኬም፡ ወልዱ፡-ኩሎሙ፡-አለ፡-ይገብሩ፡-ንግድ፡-በኖሳተ፡-አንቀጸ፡ ሀገሮሙ፡-ወተገዘዙ፡-ሥጋ፡-ምንዳቤሆሙ፡-ኩሎ፡-ተባዕት፡።

ሆነ በሦስተኛው ቀን፣ በጥረት ውስጥ ሲሆኑ፣ የያዕቆብ ሁለት ወንዶች ስምዖን እና ሌዊ፣ አስፈሪዎቻቸውን ወንድሞቻቸው እያንዳንዳቸው ሰይፋቸውን ወስደው በደህና ወደ ከተማዋ ገብተው ሁሉንም ወንድ ገደሉ። ለኤሞርኒ ወለሲኬም ወልዱ ቀተልዎሙ በአፈ ሰይፍ፣ ወነሥኡ ለዲና እምቤተ ሲኬም፣ ወወፅኡ። ወደቀ፡-ያዕቆብ፡-በኩ፡-ላዕለ፡-እሙንቴ፡ ቁሱላን፡ ወዘረፏ፡-ሀገረ፡-በዘ፡-አረከሱ፡-ዲናን፡-ሳትሙ። እና አባቶቻቸውንና በሬዎቻቸውንና አህዮቻቸውን፣ በከተማ ውስጥ የነበረውን ሁሉ እና በሜዳ ውስጥ የነበረውን ሁሉ ወሰዱ። ወኩሎሙ፡-አሥረርቲሆሙ፡ ወኩሎ፡-ንዋኖሙ፡-ወአንስቲሆሙ፡-ሰበደዎሙ፡-ወዘረፏ፡-ኩሎ፡-ዘ፡-ሀሎ፡ ውስተ፡-ሀገር፡-ወኩሎ፡-ዘ፡-ሀሎ፡-ውስተ፡-አብያት። ያዕቆብ ለስምዖንና ለሌዊ እንዲህ አለ፣ ጠላ አደረጋችሁኝ፣ በምድሪቱ ለሚኖሩት ሁሉ፣ በከነዓናውያንም በጌሬዛውያንም ክፉ እንድሆን። እኔ ግን በቁጥር ጥቂት ነኝ፣ በእኔ ላይ ተሰብስበው ይመቱኛል፣ እኔና ቤቴ እንጠፋለን። እነርሱ ግን አሉ፣ ግን እንደ ሴተኛ አዳሪ ለአኅታችን ይጠቀሙ?

35

ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ያዕቆብ፡ ተነሥቶ ሑር ወደ ቦታ ቤቴል፣ እና ኑር እዚያ፣ እና ግበር እዚያ መሠዊ ለእግዚአብሔር ለተገለጠ ለአንተ፣ በመሸሸህ ከፊተ ዔሳው ወንድምህ። ያዕቆብ ለቤቴ እና ከእርሱ ጋር ለነበሩ ሁሉ እንዲህ አለ፡ ከእናንተ መካከል ካላችሁ ጋር ያሉትን የባዕድ አማልክት አንሱ፣ ተጠሩ እና ልብሳችሁን ቀይሩ። ወተንሥኡ ንዕረግ ውስተ ቤተኤል፣ ወንግበር ህዳ መሥዋዕተ ለአምላክ ዘሰምዐኒ በመዓልተ መከራ፣ ዘሀሎ ምስሌዳ፣ ወአድጎነኒ በፍኖት ዘሐርኩ። ወሰሀቡ፡-ለያዕቆብ፡-እግዚአብሔራ፡-ተ፡ባዕድ፡-አለ፡-ሀለወ፡-በእዳሆሙ፡ ወመጽዋዕተ፡-አለ፡-በአእዛኒሆሙ፡-ወኅብአ፡-እሙንቴ፡-ያዕቆብ፡-ታሕተ፡

ብጦን፡አንተ፡በስኬም፡ወከጥፍክ፡አሙንቱ፡አስከ፡ዮም፡ዛቲ። እና  
እስራኤል እምሴኪም ተንሥክ፡ ወኮነ ፍርሃተ እግዚአብሔር ላዕለ አህጉር  
እለ ዙሪያሆሙ፡ ወኢተሰዐሩ ድሳረ ደቁቀ እስራኤል። መጣ ግን ያዕቆብ  
ወደ ሉዛ፤ አሱም በከነዓን ምድር ነው፤ አሱም ቤተል ነው፤ አርሱና ከአርሱ  
ጋር የነበረው ሁሉ ሕዝብ። እና ሐነጸ እየ መሥዋዕተ፡ ወጸውዐ ስም  
ምድር ቤተኤል፡ እስመ እየ ተራእየ ሎቱ እግዚአብሔር፡ በዘ ደሰውር  
እምገጸ ዔሳው አትሁ።

ደቦራ፡ የረቤካ ሐረፊ፤ ሞተቸ፤ እና ከቤተል ቦታቸ ባለው ባላኖስ ስር  
ተቀበረቸ፤ እናም ያዕቆብ ስሟን ባላኖስ ሐዘን ብሎ ጠራው። አምላክ  
ለያዕቆብ ታየው ገና በሉዝ እያለ፡ ከሶርያ ሜሶጶጣምያ ሲመጣ፤ እና  
አምላክ ባረከው። እናም እግዚአብሔር ለአርሱ አለው፡ ስምህ ደግሞ  
ያዕቆብ አይጠራም፤ ግን እስራኤል ይሆናል ስምህ፤ እናም ስሙን  
እስራኤል ብሎ ጠራው። እግዚአብሔር ግን ለአርሱ አለው፡ እኔ  
እግዚአብሔር ያንተ ነኝ፤ ጨምር እና ብዛት፡ አህዛብ እና የአህዛብ  
ጉባኤዎቻች ከአንተ ይሆናሉ፤ እና ነገሥታት ከወጉብህ ይወጣሉ። እናም  
መሬቱን፡ ዘአሁብኩ ለአብርሃም ወለይስሐቅ፡ ለአንተ አሁብኩ፤ ለአንተ  
ይሆን፤ ወለዘርአከኒ እምድሳሬከ እሁብ መሬተ ዝንቱ። እግዚአብሔር  
ከአርሱ ጋር ከተናገረበት ቦታ ወጣ። እና ያዕቆብ ምሰሶ አቆመ በዚያ ቦታ፤  
እግዚአብሔር ከአርሱ ጋር በተናገረበት፡ የድንጋይ ምሰሶ፡ እና በላዩ  
መጠጥ አፈሰሰ፤ እና በላዩ ዘይት አፈሰሰ። እና ያዕቆብ የቦታውን ስም  
ጠራ፡ በዚያ አምላክ ከአርሱ ጋር የተናገረበት፤ ቤተኤል። ከበይትኤል  
ከወጣ በኋላ ግን ያዕቆብ ድንኳኑን ከጋዴር ማማ ማዶ አቆመ። ሆኖም  
ወደ ኤፍራታ ለመምጣት ወደ ካብራታ ሲቀርብ፤ ራኤል ወለደች እና  
በወሊድ ጊዜ አስቸጋሪ ወሊድ ነበራት። ሆነ ግን በጣም በከባድ አሲን  
በምትወልድበት ጊዜ፡ አዋላጅዋ ለአሲ አለቸ፤ ተጽናኙ፤ እና ምክንያቱም  
ይህ ለአንቺ ልጅ ነው። መንፈሷን በምትለቅቅበት ጊዜ ሆነ፤ ትሞት  
ነበረች ለ፡ መጠሪያውን ጠራች፤ የሥቃዬ ልጅ፤ ግን አባቱ መጠሪያውን  
ጠራው፤ ቤንያም። ራኤል ሞተች እና በኤፋታ ሂፖድሮም መንገድ ላይ  
ተቀበረች፤ ይህም ቤተልሔም ነው። ወአቆመ፡ያዕቆብ፡ሐውልተ፡ዲብ፡  
መቃብራ።ዛቲ፡ይአቲ፡ሐውልተ፡ዲብ፡መቃብረ፡ራሔል፡አስከ፡ዛቲ፡ዕለት።  
ሆነ እና እስራኤል በዚያ ምድር ሲኖር፤ ሮቤን ሄደ እና ከቢልሃ፤ የአባቱ

ያዕቆብ ውለታ ጋር ተኛ፣ እና እስራኤል ሰማ፣ እና ክፉ በፊቱ ታየ።  
የያዕቆብ ወንዶች አስራ ሁለት ነበሩ።

ወላጆቹ የሌያ፣ በኩር የያዕቆብ ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣  
ደሳለኝ፣ ዘቡሎን። ወልደቶ ግን የራሔል፣ ዮሴፍ እና ብንያም። ደቂቅ  
ግን የባላስ የራሄል አገልጋይ ሴት ዳን እና ነፍታሌም ናቸው። ወልደቶ ግን  
ዘዘልፋ ወጣት፣ ሴት ዘሌክ፣ ጋድ ወአሴር፣ እሉ ወልደቶ ያዕቆብ እለ  
ተወልዱ ሎቱ በሜሶጶጣምያ ዘሰርያ። መጣ ግን ያዕቆብ ወደ አባቱ  
ደስሐቅ ወደ ማምብሬ፣ ወደ የሜዳው ከተማ፣ ይህም ኬብሮን ናት  
በከናክን ምድር፣ አብርሃም እና ደስሐቅ የተቀመጡበት። ሆኑ ግን  
የደስሐቅ ቀናት እነዚያ ኖረባቸው መቶ ሰማንያ ዓመታት። ወሲደክም  
ደስሐቅ ሞተ፣ ወተወሰከ ጎበ ዘመዱ ሸማግሌ ወመሉክ መዋዕል፣  
ወቀበርም ዔሳው ወያዕቆብ ውሉዶሁ።

36

እነዚህም የኤሳው ዘርዎች ናቸው፣ እርሱም ኤዶም ነው። ዔሳው  
ግን ከከነዓናውያን ሴት ልጆች ለራሱ ሚስቶችን ወሰደ፤ አዳን፣  
የኬጣዊው አይሎም ሴት ልጅ፣ እና ኦሊቤማን፣ የኬዋዊው ሴቤጎን  
ወልደ፣ እና ሴት ልጅ። ወዘባሴማት፣ ወለተ፣ እስማኤል፣ አሳተ፣ ናባዮት።  
ወለደች ግን ለእርሱ አዳ የኤሊፋዝን፣ እና ባሴማት ወለደች የራጉኤልን።  
ወኦሊበማ፣ ወለደት፣ ለኢዮኩስ፣ ወለኢየግሎም፣ ወለኮሬ። እሉ፣ ደቂቀ፣  
ኤሳው፣ እለ፣ ተወልዱ፣ ሎቱ፣ በምድረ፣ ከናክን። ዔሳው ደግሞ ሚስቶቹን፣  
ወንዶች ልጆቹን፣ ሴቶች ልጆቹን፣ ሁሉንም የቤቱን አካላት፣ ሁሉንም  
ንብረቶቹን፣ ሁሉንም እንስሳቱን፣ ሁሉንም ያገኘውን፣ እና ሁሉንም  
በከናክን ምድር ያገኘውን ወሰደ፤ ዔሳውም ከወንድሙ ከያዕቆብ ፊት  
ከከናክን ምድር ሄደ። ንዋያቲሆሙ ብዙኃት ነበሩ ሳቡረ ለነበር፣ ወምድረ  
መንበሮሙ ኢክህለት ትጸውዖሙ እምብዝኅ ንዋያቲሆሙ። ዔሳው  
በሴዒር ተራራ ተቀመጠ፤ ዔሳው እርሱ ኤዶም ነው። እነዚህ ደግሞ  
ትውልዶች ናቸው የዔሳው አባት ኤዶም በተራራ ሴዒር። እና እነዚህ  
አስማተ ደቂቀ ዔሳው፣ ኤሊፋዝ ወልደ አዳ ብእሲተ ዔሳው፣ እና ራጉኤል  
ወልደ በሴማት ብእሲተ ዔሳው። ሆኑ ደግሞ የኤሊፋዝ ወንዶች፣ ቴማን፣

አማር፣ ጾፋር፣ ጎቶም እና ቄናዝ። ታምና ደግሞ ውዝብ ነበረች የኤሊፋዝ የዔሳው ወልድ፣ እና ለኤሊፋዝ አማሌቅን ወለደችለት፣ እነዚህም የአዳ የዔሳው ሚስት ወልዶች ናቸው። እነዚህ ግን የራጉኤል ልጆች ናቸው፣ ዘሬ፣ ሶሜ እና ሞዜ ናቸው። እነዚህም የዔሳው ሚስት ባሴማት ልጆች ነበሩ። እነዚህም የኦሊበማስ ወንዶች ናቸው፣ የአና ሴት ልጅ፣ የሰበጎን ወንድ፣ የኤሳው ሚስት፣ ወለደችም ለኤሳው የኢዮኩስን፣ የኢግሎምን እና የኮሬን። እነዚህ መሪዎች የዔሳው ልጆች ናቸው፣ የዔሳው በኩር የኤልፋዝ ልጆች፣ መሪ ታይማን፣ መሪ ሦማር፣ መሪ ጾፋር፣ መሪ ቄናዝ። መሪ ቆራህ፣ መሪ ጎቶም፣ መሪ አማሌቅ፣ እነዚህ የኤልፋዝ መሪዎች በኢዱሜያ ምድር ናቸው፣ እነዚህም የአዳስ ልጆች ናቸው። እና እነዚህ የራጉኤል ልጆች ናቸው፣ የዔሳው ልጅ፣ መሪ ናኮት፣ መሪ ዛሬ፣ መሪ ሶሜ፣ መሪ ሞዜ፣ እነዚህ የራጉኤል መሪዎች በኤዶም ምድር ናቸው፣ እነዚህ የባሴማት ልጆች ናቸው፣ የዔሳው ሚስት። እነዚህ ግን የኦሊበማስ የኤሳው ሚስት ልጆች ናቸው፣ መሪ ኢዮስ፣ መሪ ኢግሎም፣ መሪ ኮሬ፣ እነዚህ የኦሊበማስ የአና ሴት ልጅ የኤሳው ሚስት መሪዎች ናቸው። እነዚህ የዔሳው ወንዶች ናቸው፣ እና እነዚህ መሪዎቻቸው ናቸው፣ እነዚህም የኤዶም ወንዶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ የሴዒር የኮራዊው ወንዶች፣ በምድሩ የሚኖረው፣ ሎጣን፣ ሸባል፣ ሴቤጎን፣ አና፣ እና ዲሾን፣ እና አሳር፣ እና ሪሶን፣ እነዚህ የኮራዊ መሪዎች፣ የሴኢር ልጅ በኤዶም ምድር። ወላጆች ሎጣን ኮሪ እና ሄማን ሆኑ፣ አህት ሎጣን ግን ታምና ነበረች። እነዚህ ግን የሶባል ልጆች፣ ጎላም፣ ማናጎት፣ ጋይቤል፣ ሶፋር እና ሦማር። ወአሉ ደቂቀ ሴቤጎን፣ አዬ ወአና፣ ዝንቱ ውአቱ እና ዘረከበ ያሚን በምድረ በዳ፣ ሶበ ደሬዕይ አንሰሳተ ሴቤጎን አቡሁ። እነዚህ ደግሞ የአና ልጆች፣ ዲሾን እና ኦሊቤማ የአና ሴት ልጅ። እነዚህ ደግሞ የዲሾን ወንዶች፣ አማዳህ፣ አስባን፣ ኢትራን እና ሐራን። እነዚህም የአሳር ልጆች፣ ባላዓም፣ ዙካም እና ዮካም። እነዚህ ደግሞ የሪሶን ልጆች፣ አስ እና አራን። እነዚህ ግን የኮሪ መሪዎች፣ መሪ ሎጣን፣ መሪ ሸባል፣ መሪ ሴቤጎን፣ መሪ አና። መሪ ዲሾን፣ መሪ አሳር፣ መሪ ሪሶን፣ እነዚህ የኮሪ መሪዎች በእነርሱ አመራሮች በኤዶም ምድር።

እና እነዚህ ነገሥት በኤዶም ያገዙ፣ ቅድመ ንጉሥ በአስራኤል መግዛቱ። እና ባላቅ ልደ በጋር በኤዶም አገዝ፣ የከተማውም ስም ዴናባ

ነበረ። ባላቅ ሞተ፣ እና ፈንታው ዮባብ የዘራህ ልጅ ከቦሶራ ነገሠ።  
 ዮባብ፣ ሞተ፣ እና ፈንታው፣ አሰም፣ አምነ፣ ምድረ፣ ቱማን፣ ነገሠ። ሞተ ግን  
 አሰም፣ እና ነገሠ ፈንታው አዳድ ልጅ ባራድ እኔ መታ ምድያምን በሜዳ  
 ሞክብ፣ እና ስመ ከተማው ጌትታይም። ሞተ፣ አንከ፣ አዳድ፣ ወነገሠ።  
 ፈውክቱ፣ ሳማዳ፣ አም፣ ማሴቃስ። ስመዳ ሞተ፣ እና ከወንዝ አጠገብ  
 ካለቸው ሮቦት ሳኦል ፈንታው ነገሠ። ሳኦል ሞተ፣ እና ፈንታው ባለኖን  
 የአኮቦር ልጅ ነገሠ። ባለኖን የአኮቦር ልጅ ሞተ፣ እና በምትኩቱ አራድ  
 የባራድ ልጅ ነገሠ። የከተማው ስም ፎጎር ነበረ፣ የሚስቱ ስም ደግሞ  
 መተቤኤል የማትራይት ሴት ልጅ የማይዘኩብ ልጅ ነበረች። እነዚህ  
 የዔሳው መሪዎች አስሞች በነገዶቻቸው፣ በቦታቸው፣ በአገሮቻቸው፣ እና  
 በአሕዛባቸው፣ መሪ ታምና፣ መሪ ጎላ፣ መሪ ዬቴር፣ መሪ ኦሆሊባማህ፣  
 መሪ ሄላስ፣ መሪ ሌኖን፣ መሪ ቄናዝ፣ መሪ ቱማን፣ መሪ ማዛር፣ መሪ  
 ማጌዲኤል፣ መሪ ዛፎኢን፣ እነዚህ የኤዶም መሪዎች በየአካርሱ ደዘታ  
 ምድር በተገነቡ ቦታዎች፣ ይህ ኤሳው የኤዶም አባት ነው።

37

ያዕቆብ ነበረ በምድር፣ አባቱ በከነዓን ምድር የተቀመጠበት፣  
 እነዚህም የያዕቆብ ትውልዶች ናቸው። ዮሴፍ ግን አሥራ ሰባት ዓመት  
 ነበረ፣ የአባቱን ቦታ ለመንገድ ጋር እየሰበከ፣ ወጣት ሆኖ፣ ከቢልሃ  
 ልጆች ጋር እና ከዚልፓ ልጆች ጋር፣ የአባቱ ሚስቶች፣ ዮሴፍ ግን ክፉ  
 ነቀፋ ወደ እስራኤል አባታቸው አመጣ። ያዕቆብ ግን ዮሴፍን ከሁሉ  
 ወንዶች ልጆቹ በላይ ወደደው፣ ምክንያቱም የሸማግሌነት ወንድ ልጅ  
 ነበረው፣ እና ለእርሱ የተለያየ ልብስ አደረገለት። ባዩ ግን አሳዋኑ ኪያሁ  
 አቡሁ ደፈቅሮ እምነ ኩሉ ደቂቁ፣ ጸልኩ እሱ፣ ወኪይክሉ ደንግሩ ሎቱ  
 ዘእንበለ ሰላማዊ። ዮሴፍ ግን ሕልም አልሞ፣ ለወንድሞቹ አሳወቀው።  
 ወይቤሎሙ፣ ስምዑ፣ ለዝንቱ፣ ሕልም፣ ዘሐለምኩ። ገመንኩ እናንተ  
 ዕሙዳንን በሜዳው መካከል ታስሩ፣ እና የእኔ ዕሙድ ተነሣ፣ እና ተዘረጋ፣  
 የእናንተ ዕሙዳን ግን ዞሩ፣ ለእኔ ዕሙድ ሰገዱ። ወንድሞቹ አሉት፣ አይ  
 ንጉስ ሆነህ ላይነ ትነግሳለህ ወይስ ገዥ ሆነህ ትገዛለህ? እናም ጨመሩ  
 ገና ለመጥላት እርሱን በሰብብ ሕልሞቹ እና በሰብብ ቃላቱ። ሌላ ሕልም  
 ርአዩ፣ እና ለአባቱና ለወንድሞቹ ነገራቸው፣ እንዲህም አለ፣ እነሆ ሌላ

ሕልም ሐለምኩ፣ ፀሐይና ጨረቃና አስራ አንድ ከዋክብት እኔን ሰገዱልኝ። ወገሠጸ አባቱ ወደቤሎ፡ ምንት ዘሕልም ዝንቱ ዘሐለምከ፡ እንከ እንከ ንመጽእ አነ ወእምየ ወአጎዊከ ለምስገድ ለከ ላዕለ ምድር፡ ወንድሞቹ ተቀናገዩት፡ ነገር ግን አባቱ ቃሉን ጠበቀው። ወንድሞቹ ግን የአባታቸውን በጎቸ ለመመገብ ወደ ሴኬም ሄዱ። ወደቤ፡አስራ-ኤል፡ጎበ፡ ዮሴፍ፡አኮኑ፡አጎዊከ፡ደራዕዮ፡ውስተ፡ስኬም፡ና፡አፌን፡ወከ፡ጎቤሆም፡ ወደቤሎ፡ናሁ፡አነ። እስራኤል ግን ለእርሱ ተናገረ፤ ሄደህ ተመልከት፤ ወንድሞቹህና በጎቹ ጤነኞቹ ከሆኑ፤ እና አሳውቀኝ። እና እርሱን ከሑብሮን ሸለቆ ላከው፤ እና ወደ ሴኬም መጣ። ወአገኘው፡ ሰው፡ እየተቀበዘበዘ፡ በሜዳ፤ ወጠየቀው፡ ሰው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ምን፡ ተፈልጋለህ። እርሱ ግን አለ፤ የእኔን ወንድሞቹ አፈልጋለሁ፤ የት እንደሚሰማሩ ንገረኝ። ተናገረ ግን ለእርሱ ዘሰው፡ ተለዩ አምዚህ፤ ሰማዕኩ እስመ የእሙንቱ እንዘ ይብሉ፡ ንሑር ውስተ ዶታይም። ወሑረ ዮሴፍ ድሳረ አጎዊሁ፤ ወረከበሙ ውስተ ዶታይም።

ከርቀት አስቀድመው አዩት፤ ወደ እነርሱ ከመቅረቡ በፊት፤ እና እርሱን ለመግደል ተንኮል አሰቡ። እያንዳንዱም ወደ ወንድሙ አለ፤ ተመልከት፤ ያ ሕልመኛ እየመጣ ነው። አሁን እንግዲህ ኑ እንግደለው እና ወደ አንዱ ጉድጓድ እንጣለው፤ እናም እንላለን፤ ክፉ አውራ በላው፤ እናም እናያለን የእርሱ ሕልሞቹ ምን እንደሚሆኑ። ሮቤል ግን ሰምቶ፤ እሱን ከአጃቻቸው አወጣው፤ እናም አለ፤ እሱን ወደ ነፍስ አንምታው። ሮቤል ግን ላቸው አለ፤ ደም አትፍሱ፤ በምድረ በዳ ካሉት ከእነዚህ ጉድጓዶች ወደ አንዱ ጣሉት፤ ግን አጅ አትደፍሩበት፤ ከአጃቻቸው እንዲያወጣው፤ እና ለአባቱ እንዲመልሰው። ሆነ ግን ዮሴፍ ወደ ወንድሞቹ በመጣበት ጊዜ፤ ዮሴፍን በእርሱ ላይ የነበረውን ልዩ ልዩ ቀለም ያለውን ልብሱን አወለቁት። ወአንሥኦ ወደየውም ውስተ ጉድጓድ፤ ወጉድጓዱ ሰባዶ ነበረ፤ ማይ አልበ። ተቀመጡ ግን እንጂራ ለመብላት፤ እና ዓይኖቻቸውን ከፍ አድርገው ተመለከቱ፤ እና እነሆ እስማኤላውያን መንገደኞቹ ከገላክድ እየመጡ ነበር፤ እና ግመሎቻቸው በዕጣን እና በሙጫ እና በስጣቄ የተጫኑ ነበሩ። ወደ ግብጽ ለማውረድ እየሄዱ ነበር።

ይህ ወይሁ ያህን አገራት፡ ምንት ጠቢብ እመ ቀተልነ አገነ  
ወጎብአነ ደሞ። ኑ እንሸጠው ለእነዚህ እስማኤላውያን፡ አጃቻቸን ግን  
በእርሱ ላይ አይሁኑ፡ ምክንያቱም ወንድማቸን እና ሥጋቸን ነው።  
ወንድሞቹ ግን ሰሙ። እና ማድያናውያን ነጋዴዎቹ እያለፉ ነበር፡ እና  
ዮሴፍን ከጉድጓዱ አወጡት ወደ ላይ አሳዩት፡ እና ዮሴፍን  
ለእስማኤላውያን በሃያ ወርቅ ሸጡት። እና ዮሴፍን ወደ ግብጽ  
አወረዱት። ሮቤል ግን ወደ ጉድጓዱ ተመለሰ፡ እና ዮሴፍን በጉድጓዱ  
ውስጥ አላየም፡ እና ልብሶቹን ቀደደ። እና ወደ ወንድሞቹ ተመለሰ  
እንዲሁም አለ፡ ልጁ የለም፡ እኔ ግን አሁን የት እሄዳለሁ? ወሰዱ ግን  
የዮሴፍን ልብስ፡ የፍየሎቹን ጠሊ ረሸኑ፡ እና ልብሱን በደም አረከሱ።  
እና ያንን የተለያየ ልብስ ላኩ፡ ወደ አባታቸው አመጡ፡ እና አሉ፡ ይህን  
አገገን፡ የአንተ ልጅ ልብስ ነው ወይስ አይደለም አውቅ። እና አወቀው  
እና አለ፡ ቀሚስ የልጅ ነው፡ ክፉ አውራ በላው፡ አውራ ነጠቀ ዮሴፍን።  
ያዕቆብ ግን አልባሳቱን ቀደደ፡ እና ረገረግን በወገቡ ላይ አደረገ፡ እና  
ለልጁ ብዙ ቀናት አዘነ። ተሰብሰቡ ግን ሁሉም ደቂቁና ወለቶቹ፡  
መጥተውም ለማጽናናት ፈለጉ፡ እርሱ ግን ለመጽናናት አልፈለገም እያለ፡  
ምክንያቱም እየተሐዘነሁ ወደ ሲኦል ወደ ወልዴ እመርዳለሁ አለ፡ እና  
አባቱ አለቀሰው። እነሆ ግን ምድያናውያን ዮሴፍን ወደ ግብጽ ለፈርዖን  
ጃንደረባ ለሆነው ለጴጥፍሬ ዋና ምግብ ሰሪ ሸጡት።

38

በዚያ ጊዜ ሆነ፡ ይሁዳ ከወንድሞቹ ወርዶ ወደ አንድ አዱላሚተኛ  
ሰው ኢራስ የሚባል ድረስ መጣ። ወርኦየ ህየ ይሁዳ ወለተ ብእሲ  
ከናኦናዊ ዘስማ ሱዓ፡ ወነሥኣ ወቦኣ ጎቤሃ። እና ያረገዘቸ ወልድ ወለደቸ፡  
እና ስሙን ዔር ብላ ጠራቸው። እና እንደገና ከእርግዝና በኋላ ልጅ  
ወለደቸ፡ እና ስሙን ኦናን ብላ ጠራቸው። እና አክላ ወንድ ወለደቸ፡ እና  
ስሙን ቪሎም ብላ ጠራቸው። ይህቸ ግን በካሰቢ ነበረቸ፡ እነርሱን  
በወለደቸበት ጊዜ። ወወሰደ፡ ይሁዳ፡ ብእሲተ፡ ለዔር፡ በኩሩ፡ ዘስማ፡ ታማር።  
ሆነ ግን ዔር በኩረ ይሁዳ ክፉ ነበረ ቅድመ አግዚአብሔር፡  
ወአግዚአብሔር ቀተሎ። ይሁዳ ግን ለኦናን አለ፡ ወደ ሚስተ ወንድምህ  
ግባ፡ እናም አግባት፡ ዘርንም አቁም ለወንድምህ። ኦናን ዘሩ የራሱ

እንደሚሆን ስለያወቀ፣ ወደ የወንድሙ ሚስት በገባበት ጊዜ በመሬት ላይ አፈሰሰ፣ ለወንድሙ ዘር እንዳይሰጥ። ይህ ክፉ በአምላክ ፊት ታየ፣ ምክንያቱም ይህን አደረገ፣ እና ይህንም አሞተው።

ይሁዳ ለመርባቱ ታማር እንዲህ አላት፤ በአባትሽ ቤት መበለት ሆነሽ ተቀመጫ፤ ልጄ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ፤ ምክንያቱም እንደ ወንድሞቹ ይህም ደሞታል ብሎ ተናገረ። ታማር ሄደች እና በአባቷ ቤት ተቀመጠች። ቀናቱ ተባዙ፣ እና የይሁዳ ሚስት ሹዓ ሞተች፣ እና ይሁዳ ተጽናንቶ ወደ በጎቹን ሸላሚሞች ወጣ፣ እርሱ እና የእርሱ ሸፋፊ አዱላሚያዊው ሄራስ ወደ ታምና። ወአወረደ፡ለታማር፡መርባቱ፡እንዘ፡ይብሉ፡ናሁ፡አቡሁ፡ ለባዕልኪ፡የዐርግ፡ውስተ፡ታምና፡ከሙ፡ይክሐት፡አባግግሁ። እናም የባልሞት ልብሶቿን ከራሷ አውልቃ የበጋ ልብሷን አለበሰች፤ ራሷንም አስዋበች፤ በታምና መንገድ ላይ ባለው በዔናን በሮች ተቀመጠች፤ ሺሎም ታላቅ ሆኗልና እርሱ ግን እሷን ለእርሱ ሚስት አልሰጣትም ብላ ስለተመለከተች። ወአይቶ እሷን ይሁዳ ተሰማው እሷን ዝሙት ሆነ፣ እስመ ሸፍነች ገጻ ወአልተአወቃ። ወደ እሷ መንገድ ዞረ፣ እና ለእሷ አለ፣ ወደ አንቺ እንድንባ ፍቀጂኝ፣ ምክንያቱም የእርሱ ሙሽራ እንደሆነች አላወቀም። እሷም አለች፣ ወደ እኔ ከገባህ ምን ትሰጠኛለህ፤ እርሱ ግን አለ፣ እኔ ከበጎቼ የፍየል ልጅ እልክልሃለሁ፣ እሷ ግን አለች፣ አንተ እስክትልክ ድረስ መያዣ ብትሰጠኝ። እሱ ግን አለ፣ የትኛውን መያዣ ለአንቺ አሰጣለሁ? እሷም አለች፣ ቀለበትህን፣ እና ሀብልህን፣ እና በእጅህ ያለውን በትርህን። እና ሰጣት፣ እና ወደ እሷ ገባ፣ እና በማጎፀን ከእሱ ወሰደች። ወተንሥአት ሖረት፣ ወአውጸአት መልብሰሰ ሐመር ዘላቲሃ እምነቤሃ፣ ወለብሰት አልባሰ ምዕራፍ ዘላቲሃ። ይሁዳ ግን የፍየል ጠቦትን በአዱላሚው ሰራተኛው እጅ ላከ፣ ከሴቲቱ መያዣውን ለመቀበል፣ እና እሷን አላገኘም። ግን ከቦታው ሰምቼን ጠየቀ፣ በመንገዱ ላይ በአይናን የነበረችው ሴተኛ አዳሪዋ የት ናት? እና አሉ፣ እዚህ ሴተኛ አዳሪ አልነበረችም። ወተመለሰ ወመጣ ወደ ይሁዳ፣ ወተናገረ፣ አላገኘሁም፣ ወሰምቼ እነዚያ ከቦታው ደላሉ፣ እዚህ ዝሙት እንደሚትኖር። ይሁዳ ግን አለ፣ ያዝቷቸው፣ ግን በፍፁም እንዳንስቀቅ፣ እኔ እርግጥ ይህን ፍየል ልኬ ነበር፣ አንተ ግን አላገኘህም። ሆነ ግን ከሦስት ወራት በኋላ ለይሁዳ ተነገረ እያሉ፣ ዝሙተች ታማር የሙሽራ

ሸማግሌ አንተ፤ እናም እነሆ በማጎፀን አላት ከዝሙት። አለም ደሁዳ፡  
አውጡ እሷን፤ እናም ትቃጠል። ደህኖ ግን እየተመራች ወደ አማቷ  
ላከች እያለች፤ እነዚህ የሆኑት የዚህ ሰው ናቸው፤ እኔ በማጎፀን አለኝ።  
እና አለች፤ አውቅ ደህኖ ቀለበት፤ ሰንሰለት እና በትር የማን ናቸው።  
ደሁዳ ተገነዘበ እና አለ፤ ታማር ተጸድቃለች ወይስ እኔ፤ ስለዚህ  
አልሰጠሁዋት ሴሎምን ለልጅ፤ እና ደግሞ አልጨመረም ማወቅን። ሆነ  
ግን በምታወልድበት ጊዜ፤ መንትያዎቻ በማጎፀንዎ ውስጥ ነበሩ። ሆነ  
ግን በምታወልድበት ጊዜ፤ አንዱ እጁን አስቀድሞ አወጣ፤ አዋላጁቷም  
ወስዳ በእጁ ላይ ቀይ አሰረች እያለች፤ ደህ በመጀመሪያ ደወጣል። እንደ  
ግን እጁን ሰበሰበ፤ ወዲያውኑም ወንድሙ ወጣ፤ እሷም አለች፤ ምን  
አጥር በአንተ ምክንያት ተከፈለ? እና ስሙን ፋሬስ ብላ ጠራች። እናም  
ከዚህ በኋላ ወንድሙ ወጣ፤ ዘ በእጁ ላይ ቀይ ነበረ፤ እና ስሙን ዘራ  
ብሎ ጠራው።

39

ዮሴፍ ግን ወደ ግብጽ ተወሰደ፤ እና ጴጥፍሬስ የፈርዖን ጃንደረባ፤  
ርእሰ ምግብ ሰራተኛ፤ ግብጻዊ ሰው፤ ከእስማኤላውያን እጆቹ ገዛው፤  
እነዚያም እርሱን ወደዚያ ያወረዱት። ወእግዚአብሔር፡ ሀለው ምስለ፡  
ዮሴፍ፡ ወሀለው ብእሲ፡ ዘይሳለጥ፡ ወኮነ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡  
ግብጻዊ። ጌታው ያወቀው ነበር፤ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደነበረ፤  
እና ምንም ቢያደርግ እግዚአብሔር በእጆቹ ያበለጽጋል። እና ዮሴፍ ፀጋን  
አገኘ በጌታው ፊት፤ እና አስደሰተው። እና አሰየመው በቤቱ ላይ፤ እና ሁሉ  
ያለው ነገር በዮሴፍ እጅ ሰጠው። ወኮነ ድኅረ ዘተረሰየ ላዕለ ቤቱ ወላዕለ  
ኩሉ ዘሀሎ ሎቱ፤ ወባረኮ እግዚአብሔር ቤተ ግብጻዊ በአንተ ዮሴፍ፤  
ወኮነት በረከተ እግዚአብሔር ውስተ ኩሉ ንዋዩ ውስተ ቤቱ ወውስተ  
ገዳሙ። ወፈቀደ ኩሎ ዘኮነ ሎቱ ውስተ እደዊሁ ዮሴፍ፤ ወኢያክምር  
ዘበኅቤሁ ዘእንበለ እክለ ዘይበልዕ ውአቱ። ወኮነ ዮሴፍ ሠናይ በምስል  
ወጽቡቅ በርእይ ጥቀ። ወሆነ፡ድኅረ፡እላንቱ፡ቃላት፡ወአንበረት፡ብእሲተ፡  
እግዚአብሔር፡አዕይንቲሃ፡ላዕለ፡ዮሴፍ፡ወትቤተሐደ፡ግምስሌዩ። እርሱ ግን  
አልፈለገም፤ ለጌታው ሚስት እንዲህ አለ፤ ጌታዬ በእኔ ምክንያት በቤቱ  
ውስጥ ምንም አያውቅም፤ እና የእርሱ የሆነ ሁሉ ወደ እጅ ሰጠ፤ እናም

በዚህ ቤት ከእኔ የሚበልጥ ምንም የለም፤ ወይም ከእኔ የተያዘ ምንም የለም፤ ከአንቺ በስተቀር፤ አንቺ የእርሱ ሚስት በመሆንሽ፤ እናም እንዴት ይህን ክፉ ነገር አደርጋለሁ፤ እናም በእግዚአብሔር ፊት አበድላለሁ። ግን በትናንረው ለዮሴፍ ቀን በቀን፤ እና አልታዘዛትም ከእርስዎ ጋር ለመተኛት፤ ከእርስዎ ጋር ለመተባበር። ግን እንደዚህ አይነት አንድ ቀን ሆነ፤ እና ዮሴፍ ሥራውን ለማድረግ ወደ ቤቱ ገባ፤ እና ከቤቱ ውስጥ ከሚገኙት ማንም አልነበረም። ወ፡ ፈጠነቶ፡ በልብሱ፡ እንዘ፡ ትብል፡ ተጋብሶ፡ ምስሌዩ፡ ወ፡ ጎደገ፡ ልብሱ፡ በእደዊሃ፡ ወ፡ ሮጾ፡ ወ፡ ወፅኦ፡ አፍኦ። ወሆነ እንደ ርእዮት ከመ ገዲፉ አልባሲሁ በእደዊሃ ሰረቀ ወወፀ አፍኦ። ወጠራቸ ለእነዚያ በቤቱ ለሚሆኑ፤ ወነገረቻቸው እያለቸ፤ ተመልከቱ፤ አስገባልን ዕብራዊ ልጅ አኛን ለማላገጥ፤ ገባ ወደ እኔ እያለ፡ ከእኔ ጋር ተኛ፤ ወጮህኩ በታላቅ ድምፅ። በመስማቱ ግን ድምፄን ከፍ አድርጌ እንደጮህሁ፤ ልብሱን ዘንድ ትቶ ሸሸ እና ወደ ውጭ ወጣ። ወተጎድግ፡ ዘልፈ፡ እምጎቤሃ፡ እስከ፡ መጽኦ፡ እግዚአብሔር፡ ወስተ፡ ቤቱ። እና እንደዚህ በእነዚህ ቃላት ተናገረችለት እያለቸ፤ ወደ እኔ ገባ ይህ ዕብራዊ ልጅ ዘአንተ ወደ እኛ ያመጣኸው ሊያላገጠኝ፤ እናም አለኝ፤ ከአንተ ጋር እተኛለሁ። እንደ ሰማ፤ ድምፄን ከፍ አድርጌ ሰጮህ፤ ልብሱን ዘንድ ትቶ ሸሸ፤ እና ወደ ውጭ ወጣ። ሆነ ግን፤ ጌታ የሚስቱን ቃላት ሲሰማ፤ ወደ እርሱ ስትናገረው፤ እያለቸ፤ የአንተ ልጅ እንደዚህ አደረገልኝ፤ በቁጣ ተቈጣ።

እና እግዚአብሔር ዮሴፍን ወሰደ፤ ወደ ምሽግ አስገባው፤ ወደ ቦታ በዚያ የንጉሱ አስረኞቹ በምሽግ ይያዛሉ። ወነበረ እግዚአብሔር ምስሌ ዮሴፍ፤ ወከዐው ላዕሌሁ ምሕረተ፤ ወወሀቦ ሞገሰ ቅድመ ዘመስተቀጻጽር። እናም ዋናው ጠባቂ እስር ቤቱን በዮሴፍ እጅ አስረከበ፤ እና በእስር ቤቱ ያሉትን ሁሉንም አስረኞቹ፤ እና እዚያ የሚደረጉትን ሁሉንም ነገሮቹ፤ እርሱ ራሱ ያደርግ ነበር። ዋናው የእስር ቤት ጠባቂ በእርሱ አማካይነት ምንም አያውቅም ነበር፤ ሁሉም በዮሴፍ እጅ ነበር፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለነበረ፤ እና እርሱ የሚያደርገው ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ ያበላፀገው ነበር።

ከእነዚህ ቃላት በኋላ ሆነ፤ የግብጽ ንጉሥ ዋና ጠጅ ሰጪና ዋና ዳቦ ሰሪ ለጌታቸው ለግብጽ ንጉሥ አበደሉ። ወተቈጣጠሪ ፈርዖን ዲቦ ክልኤቱ ጃንደራቱ፡ ዲቦ መልአከ ሐቅል ወዲቦ መልአከ ምሴት። እና እነርሱን በጥበቃ ወደ እስር ቤት አስቀመጠ። ወደ ዮሴፍ እዚያ የታሰረበት ቦታ። እና ዋናው ጠባቂ እነርሱን ለዮሴፍ አስረከበ። እና ለእነርሱ አገለገለ። ግን በእስር ቤት ቀናት ነበሩ። ወሁለቱም በአንድ ሌሊት ሕልም አዩ፤ ራዕዮም የዋናው የወይን አቅራቢና የዋናው ዳቦ ሰሪ ሕልም፤ እነዚያም የግብጽ ንጉሥ አገልጋዮች ሆነው በቤተ እስር የነበሩ፤ ደህኖ ነበረች። ዮሴፍ ጠዋት ወደ እነርሱ ገባ ፣ እና አያቸው ፣ እና የተረበሹ ነበሩ ። እና የፈርዖንን ጃንደራቸው ጠየቀ። እነዚያም ከእርሱ ጋር በጌታው ዘንድ በእስር ቤት ነበሩ፤ እያለ፤ ለምን የእናንተ ፊቶች ዛሬ ጨለምተኛ ናቸው? እነሱ ግን ተናገሩት፡ ሕልም ተመለከትን፤ እና የሚተረጎመው የለም፤ ዮሴፍ ግን ተናገራቸው፡ ትርጓሜያቸው በእግዚአብሔር አይደለምን፤ ስለዚህ ንገሩኝ። እናም የወይን ጠጅ አለቃው ሕልሙን ለዮሴፍ ተናገረ፤ እናም አለ፤ በእንቅልፌ ውስጥ የወይን ተክል ፊቱ ነበረ። በወይት ውስጥ ሦስት ቅርንጫፎች ነበሩ፤ እና እርሷ እያበበች፤ ቅርንጫፎቿን አውጥታ፤ የወይት ዘለባዎች ጎልማሳ ነበሩ። ወጽዋዕ፡ ፈርዖን፡ በእዳዩ፡ ወነሣእኩ፡ ወይነ፡ ወጸዐንኩ፡ ውስተ፡ ጽዋዕ፡ ወወሀብኩ፡ ጽዋዕ፡ ውስተ፡ እደ፡ ፈርዖን። ወደቤሎ ዮሴፍ፡ ዝንቱ ትርጓሜሁ፡ ሠለስቱ ቅላት ሠለስቱ መዋዕል አሙንቱ። ገና ሦስት ቀናት፤ እና ፈርዖን የአንተን ጅምር ይዘከራል፤ እና አንተን ወደ ዋና ጠጅ አገልጋይነትህ ይመልስሃል፤ እና የፈርዖንን ጽዋ እንደ ቀዳሚው ጅምርህ ወደ እጁ ትሰጣለህ፤ እንደ ነበርክ ጠጅ አገልጋይ። ግን አስታውስኝ በራስህ ምክንያት፤ መልካም ነገር ሲደርስህ፤ እና ምሕረት አድርገልኝ፤ እና ወደ ፈርዖን ስለ እኔ አስታውስ፤ እና ከዚህ እስር ቤት አውጣኝ። ምክንያቱም በስርቆት ተሰረቅሁ ከዕብራውያን ምድር፤ እና እዚህ ምንም አልሠራሁም፤ ግን ወደዚህ ጉድጓድ ጣሉኝ። እናም ዋናው ዳቦ ሰሪ አየ ኪ በትክክል ተርጎመ፤ እና ለዮሴፍ አለ፤ እና እኔም ሕልም አየሁ፤ እና ሦስት ቅርንጫፎች ጥሩ ዳቦ በራሴ ላይ እያነሳሁ እንደሆነ አሰብኩ። በላይኛው ቅርንጫፍ ውስጥ ግን፤ ከሁሉም ዓይነቶች ፈርዖን የሚበላቸው፤ የዳቦ ሰሪ ሥራ፤ እና የሰማይ ወፎች እነሱን በሉ ከቅርንጫፍ ከራሴ ራስ ላይ። ዮሴፍ ግን ምላሽ ሰጥቶ አለው፡ ደህ ትርጓሜው ነው፤ ሦስቱ ቅርንጫፎች ሦስት ቀናት ናቸው። ገና

በሦስት ቀናት ውስጥ ፈርዖን ራስህን ከአንተ ያወጣል፤ እና በዛፍ ላይ ደሰቅልሃል፤ እና የሰማይ ወፎቹ ሥጋህን ከአንተ ደበላሉ። ሆነ በሦስተኛው ቀን፣ የፈርዖን የልደት ቀን ነበረ፤ እና ለሁሉም አገልጋዮቹ ድግስ አደረገ፤ እና በአገልጋዮቹ መካከል የወይን ጠጅ አቅራቢውን እና የዳቦ ሰሪውን መጀመሪያ አስታወሰ። እናም ዋናውን የወይን ጠጅ አቅራቢውን ወደ ሥራው መለሰው፤ እና ጽዋውን ወደ ፈርዖን አጅ ሰጠው። ዘንተ ደግሞ ርክሶ አፋውያን አሰቀለ፤ በከመ ተርጎሙ ሎሙ ዮሴፍ። ወአይ፡ አስታወሰ፡ ርክሶ፡ ሰቃይ፡ ዘዮሴፍ፡ ግን፡ ረሳ፡ አሱን።

41

ከሁለት ዓመታት ቀናት በኋላ ፈርዖን ሕልም አየ፤ በወንዙ ላይ እንደቆመ አሰበ። ወእመ፡ ከመ፡ እምነ፡ ፈለግ፡ ደወጽኡ፡ ሰብዐ፡ አብዕልት፡ ሠናያት፡ በምስል፡ ወላረያት፡ በሥጋ፡ ወደሬዕዩ፡ በአጎ። ሌሎች ግን ሰባት ላሞች ከእነዚህ በኋላ ከወንዙ ውስጥ ደወጡ ነበር። በመልክ አስቀያሚ እና በሥጋ ቀጭን፣ እና ከላሞቹ አጠገብ በወንዙ ዳር ላይ ደሰማሩ ነበር። ወበሉ ሰባቱ ላሞች እለ መጥፎቹ ወቀጢናት በሥጋ ለሰባቱ ላሞች እለ ጥሩዎች በመልክ ወለእለ መርጡዎች በሥጋ፤ ተነሥኦ ደግሞ ፈርዖን። ወእንዲያልም፡ ሁለተኛ፡ ወእነሆ፡ ሰባት፡ ስንብሎች፡ ደወጡ፡ በአንድ፡ ግንድ፡ የተመረጡ፡ ወጥሩ። እና እነሆ ሰባት ቀጭን እና በነፋስ የተበላሹ ስንብሎች ከእነርሱ ጋር ደበቅላሉ። እና እነዚያ ሰባት ቀጭኖች እና በነፋስ የተበላሹ እርከኖች እነዚያን ሰባት የተመረጡና ሙሉዎች እርከኖች በሉ፤ ፈርዖን ግን ተነሣ፤ እና ሕልም ነበረ። ጠዋት ላይ ሆነ፤ እና ነፍሱ ተረበሸች፤ እና ልኮ ሁሉንም የግብፅ ተርጓሚዎች እና ሁሉንም ጥበበኞቿን ጠራ። እና ፈርዖን ሕልሙን ለእነርሱ ተናገረ፤ እና ለፈርዖን የሚያሳውቀው አልነበረም። ወተናገረ እኩድ መጠጨ ሐላጌ ጎበ ፈርዖን እንዘ ደብል፡ ጎጢኦትየ አዘክር ዮም። ፈርዖን በአገልጋዮቹ ላይ ተቆጣና እኛን በዋናው ምግብ ሰሪ ቤት ውስጥ በጥበቃ አስቀመጠን፤ እኔንና ዋናውን ዳቦ ሰሪ። እና ሁለታችንም በአንድ ሌሊት ራዕይ ተመለከትን እኔና እርሱ፤ እያንዳንዳችን እንደየራሱ ተመለከትን። ነበረ ግን እዚያ ከእኛ ጋር ወጣት ልጅ ዕብራዊ የዋናው ጋሪ፤ እና ነገርነው፤ እና ተርጎሙልን። ሆነ ግን፤ እንደ አተረጎሙልን እንደዚሁ ሆነ፤ እኔ ወደ

ሥልጣኔ ተመለስሁ፤ ያ ግን ተሰቀለ። ፈርዖን ላከ እና ዮሴፍን ጠራ ፣ እና ከምሽጉ አወጡት ፣ እና ላጩት ፣ እና ልብሱን ቀየሩለት ፣ እና ወደ ፈርዖን መጣ ። ፈርዖን ግን ለዮሴፍ አለው፡ ሕልም ተመልክቻለሁ፣ እና የሚተረጎመው የለም፤ እኔ ግን ስለ አንተ እያሉ ሰምቻለሁ፤ ሕልሞቻን ሰምተህ እነርሱን ለመተርጎም። ዮሴፍ ግን ለፈርዖን ምላሽ ሰጥቶ አለ፡ ያለ እግዚአብሔር የፈርዖንን ድነት አይመልስም። ፈርዖን ግን ለዮሴፍ እንዲህ ብሎ ተናገረ፡ በእንቅልፌ ውስጥ በወንዙ ዳር ቆሜ እንዲሆንኩ አሰብኩ። እና እንደ ከ ወንዙ የወጡት ሰባት ላሞች በቅርጻቸው ጥሩ እና በሥጋቸው የተመረጡ ነበሩ፤ እና በሣሩ ውስጥ ይሰማሩ ነበር። ወእመ፡ ሰብዕ፡አብዕልት፡አጎር፡ይወጽኡ፡ድኅራሆም፡እምነ፡ፈለግ፡እኩያን፡ ወአስካሕ፡በምስለ፡ወቀጢናት፡በሥጋ፡እለ፡አኮ፡ርኢኩ፡ከማሆን፡በኩሉ፡ ምድረ፡ግብጽ፡አስካሕተ። ወበልዑ፡ እላንቱ፡ ሰብዕ፡ አብዕልት፡ ጎፍረት፡ ወመስተሳህላት፡ ለእላንቱ፡ ሰብዕ፡ አብዕልት፡ ቀዳሚያት፡ ሠናያት፡ ወኅረያት። ወገቡ ውስተ ከርሣቲሆሙ፤ ወኢተአምሩ ሆኑ እስመ ገቡ ውስተ ከርሣቲሆሙ፤ ወአዕይንቲሆሙ ጽዮፋት በከመ ወመጀመርያ። ተንሥኦ ደግሞ ነመ። እና እንደገና በእንቅልፌ አየሁ፤ እና ልክ እንደ ሰባት ስንብሎቹ በአንድ ግንድ ላይ ሙሉ እና ጥሩ ሆነው ይወጡ ነበር። ሌሎች ግን ሰባት ቀጭኖች እና በንፋስ የተበላሹ ስንብሎች ከእነርሱ ቀጥለው ይበቅሉ ነበር። እና እነዚያ ሰባት ቀጭኖች በንፋስ የተበላሹ ሰንበሌቶች እነዚያን ሰባት መልካሞች ሙሉዎች ሰንበሌቶች ዋጡ፤ ስለዚህ ለአስተርጓሚዎቹ አልኳቸው፤ ነገር ግን እሱን የሚነግረኝ አልነበረም።

ወይቤ፡ ዮሴፍ፡ ለፈርዖን፡ ሕልሙ፡ ፈርዖን፡ አሐዱ፡ ውእቱ፡ ኩሉ፡ ዘእግዚአብሔር፡ ይገብር፡ አርአዮ፡ ለፈርዖን። ሰባቱ ጥሩዎቹ ላሞች ሰባት ዓመታት ናቸው፤ እና ሰባቱ ጥሩዎቹ ስንብሎች ሰባት ዓመታት ናቸው፤ የፈርዖን ሕልም አንድ ነው። ወእላንቱ ሰባቱ አብዕልት ቀጢናት እለ ይዐርጋ እምድኅራሆሙ ሰባቱ ዓመታት ውእቱ፤ ወእሙንቱ ሰባቱ ስርናይ ቀጢናን ወዘተሰብረ በንፋስ ሰባቱ ዓመታት ውእቱ፤ ይከውና ሰባቱ ዓመታት ረጋብ። ዘንተ ግን ቃል ዘአነ ብሂልኩ ለፈርዖን፤ ኩሎ ዘእግዚአብሔር ይገብር፡ አርአዮ ለፈርዖን። ይመልከቱ፤ ሰባት ዓመታት ታላቅ ብልጽግና በግብጽ ምድር ሁሉ ይመጣል። ይመጣል ግን ሰባት ዓመታት የረሃብ በኋላ እነዚህ፤ እና ይረሳሉ የመጠግበቱን የሚሆነውን

በሁሉ ግብጽ፣ እና ያጠፋል ረሃቡ ምድሩን። እናም ብልጽግናው በምድር ላይ አይታወቅም፤ በእነዚህ በኋላ ከሚመጣው ረሃብ የተነሳ፤ ምክንያቱም በጣም ጠንካራ ይሆናል። ስለ ሕልውና ፈርዖን ሁለት ጊዜ መደገሙ፣ ምክንያቱም ከአምላክ የመጣው ቃል አውነተኛ ይሆናል፤ እና አምላክ እሱን ለማድረግ ያፋጥናል። አሁን ስለዚህ ጥበበኛና አስተዋይ ሰውን አስብ፤ እና እርሱን በግብጽ ምድር ላይ ሾም። እና ፈርዖን ያድርግ እና በምድሩ ላይ ገዢዎችን ያስቀምጥ፤ እና የግብጽ ምድር ሁሉ ምርቶች በሰባቱ የብልጽግና ዓመታት ይሰብስቡ። እና ሁሉንም የእነዚህ መጪዎች መልካሞች ሰባት ዓመታት መግቦች ይሰብስቡ፤ እና እህሉ በፈርዖን እጅ ይሰበስብ፤ መግቦች በከተሞች ይጠበቅ። እና ምግቦቹ የተጠበቁት ለምድር ወደ ሰባቱ ዓመታት ረሃብ ይሆናሉ፤ እነዚህም በግብጽ ምድር ይሆናሉ፤ እና ምድር በረሃብ አትጠፋም። ቃሉ በፈርዖን እና በሁሉም ባሪያዎቹ ፊት ተደሰተ።

ወደቤ፡ፈርዖን፡ለኩሎሙ፡ደቂቁ፡አኮኑ፡ንረክብ፡ብእሴ፡ከማሁ፡ዘቦቱ፡ መንፈስ፡እግዚአብሔር፡ውስቴቱ። ፈርዖን ለዮሴፍ እንዲህ አለው፤ እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ለአንተ ሰላሳ፣ ከአንተ የበለጠ ጠቢብና ብልህ ሰው የለም። አንተ በቤቱ ላይ ትሆናለህ፤ እና በአፍህ ላይ ህዝቤ ሁሉ ይታዘዛል፤ ከዙፋኑ በስተቀር እኔ ከአንተ አበልጣለሁ። ፈርዖን ለዮሴፍ ይላል፤ እነሆ ዛሬ በመላው የግብጽ ምድር ላይ አሾምሃለሁ። ፈርዖንም ቀለበቱን ከእጁ አውልቆ በዮሴፍ እጅ ላይ አደረገው፤ የጥጥ ልብስ አለበሰውና የወርቅ ሰንሰለት በአንገቱ ላይ አደረገለት። ወአዕረገ ላዕለ ሰረገላ ካልእ ዘኪያሁ፡ ወአውሰበ ቅድመ ኪያሁ መስተውስብ፡ ወአቀመ ላዕለ ኩሉ ምድረ ግብጽ። ፈርዖን ለዮሴፍ እንዲህ አለው፤ እኔ ፈርዖን ነኝ፤ ያለ አንተ ማንም በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ እጁን አያነሳም። እና ፈርዖን ስመ ዮሴፍን ፅንተም፡ፊክ ብሎ ጠራው፤ እና የሄሊዮፖሊስ ካህን ጴጥፍሬ ሴት ልጅ አሴኔትን ለእርሱ ለሚስት ሰጠው። ዮሴፍ ግን ሰላሳ ዓመት ነበረ፤ መቼ በፈርዖን ንጉሠ ግብጽ ፊት ቆመ፡ ዮሴፍ ግን ከፈርዖን ፊት ወጣ፤ እና በግብጽ ምድር ሁሉ አለፈ። ወገብረት፡ምድር፡ አስታቱ፡በውስተ፡ሰቡዕ፡ዓመታት፡ዘብዝላ። እና በሰባት ዓመታት ውስጥ በግብጽ ምድር የነበረውን የብልጽግና ጊዜ ሁሉንም ምግብ ሰበሰበ፤ እና ምግቡን በከተሞች አኖረ፤ የእያንዳንዱ ከተማ በዙሪያዎ ያሉትን

የሜዳዎች ምግብ በውስጧ ካኖረ። ወከከመረ ዮሴፍ እክለ ብዙኅ ጥቀ  
ከመ አሸዋ ባሕር፣ እስከ ኢደክል ተሳሠብ፣ እስመ አልቦ ሳሳቤ።

ለዮሴፍ ደግሞ ሆኑ ሁለት ወንዶች ከሰባቱ የረታብ ዓመታት  
መምጣት በፊት፣ እነዚህም የወለደቸለት አሴናት የጴጥፍሬ ካህን  
የሄልዮጵሊስ ሴት ልጅ ናት። ዮሴፍ ግን የበኩሩን ልጁን ስም ምናሴ ብሎ  
ጠራው፣ ምክንያቱም አምላክ ሁሉንም የእኔን ዳጣዎች እና ሁሉንም  
የአባቴን አርሳው። ወስመ ደግሞ ዘሁለተኛው ጸውዐ ኤፍሬም፣ እስመ  
አብዝሐኒ እግዚአብሔር በምድረ ስቃይና። ያለፉ ግን እነዚያ ሰባት  
ዓመታት የብልጽግና፣ እነዚያ በግብጽ ምድር ሆኑ። ወጀመረ እሉ ሰቡዑ  
ዓመታት ዘረታብ ለመጸደቅ፣ ከመ ደቤ ዮሴፍ፣ ወከነ ረታብ በኩሉ አሙ  
ምድር፣ ወበግን ኩሉ አሙ ምድር ግብጽ ሀለዉ እክል። ወተራብ ኩሉ  
ምድረ ግብጽ፣ ወጸርኅ ሕዝብ ኅበ ፈርዖን በእንተ እክል፣ ወደቤ ፈርዖን  
ለኩሎሙ ግብጽውያን፣ ሑሩ ኅበ ዮሴፍ፣ ወዘደብለክሙ ግብሩ።  
ወረታብሰ፣ ሀለዉ፣ ላዕለ፣ ገጽ፣ ኩሉ፣ ምድር፣ ወከሠተ፣ ዮሴፍ፣ ኩሎሙ፣  
መዛግብተ፣ እክል፣ ወሄጠ፣ ለኩሎሙ፣ ግብጽውያን። ወኩሉ አሕዛብ  
መጽኑ ውስተ ግብጽ ለደሴሙ ኅበ ዮሴፍ፣ እስመ ጸንዐ ረታብ በኩሉ  
ምድር።

42

ያዕቆብ በግብጽ ሸያጭ እንዳለ ባየ ጊዜ፣ ለልጆቹ አለ፣ ለምን በሃሳት  
ትመስላላችሁ? ተመልከቱ ሰምቻለሁ፣ በግብጽ አህል እንዳለ፣ እዚያ  
ውረዱ፣ እና ትንሽ ምግብ ግዙልን፣ እንዲሁም እንኖር እንጂ  
እንዳንሞት።

ወረዱ እንከ አሥሩ እኑ ዮሴፍ ለደግዙ እክለ እምግብጽ። ቤንያምን  
የዮሴፍ ወንድም ግን አልላከውም ከወንድሞቹ ጋር፣ አለ ምናልባት  
ደደርስበት ድካም። መጡ ግን የእስራኤል ወልዶች ለመግዛት  
ከመጪዎቹ ጋር፣ ምክንያቱም ረሃብ ነበረ በከነዓን ምድር። ዮሴፍ  
የምድሪቱ ገዥ ነበር፣ እርሱም ለምድሪቱ ሁሉ ህዝብ ይሸጥ ነበር፣  
የዮሴፍ ወንድሞች መጥተው ፊታቸውን ወደ መሬት በማድረግ ለእርሱ

ሰገዱ። ፍሴፍ ወንድሞቹን ባዩ ጊዜ አወቃቸው፤ እና ከእነርሱ ራቀ፤ እና ጠንካራ ቃላትን ተናገራቸው፤ እና ላቸው አለ፤ ከዩት መጣቸው?  
እነርሱም አሉ። ምግብ ለመግዛት ከከነዓን ምድር። ፍሴፍ ንኣሕዋቱ ኣለለዮም። ንሱ ግን እቶም ኣይኣለለደዎን። ወተዘከረ፡ፍሴፍ፡ ሕልሞቱ፡ ዘርእዮው፡ ወደቤሎሙ፡ ላዕላውያን፡ ኣንትሙ፡ ለትርኣዩ፡ ምልክታተ፡ ምድር፡ መጻእክሙ። እነርሱ ግን አሉ፡ አይ፡ ጌታዬ፡ ባሪያዎቻህ ምግብ ለመግዛት መጥተናል። ሁላችንም የአንድ ሰው ልጆች ነን፤ ሰላማዊ ነን፤ አገልጋዮቻህ ሰላዮች አይደሉም። አላቸው፤ አይደሉም፤ ግን የምድራቱን ዱካዎች ለማየት መጣቸው። እነሱ ግን አሉ፤ አሥራ ሁለት ወንድሞች ነን የአንተ ልጆች በከነዓን ምድር፤ እና እነሆ ታናሹ ዛሬ ከአባታችን ጋር ነው፤ ሌላው ግን የለም። ፍሴፍ ግን ላቸው አለ፤ ይህ ነው ላንተ ያልኩት፤ እያልኩ፤ ሰላዮች ናቸው። በዚህ ትታዩ፤ በፈርዖን ጤንነት፤ ታናሽ ወንድማቸው እዚህ ካልመጣ በስተቀር ከዚህ አትወጡም። ከእናንተ አንድን ላኩ እና ወንድማቸውን ውሰዱ፤ እናንተ ግን እስከ ቃላቶቻቸው ግልጽ እስኪሆኑ ድረስ ተመሩ፤ አውነት ትናገሩ ወይስ አይደሉም። ግን ካልሆነ፤ በፈርዖን ጤንነት፤ እርግጥ ሰላዮች ናቸው። እና እነርሱን ለሦስት ቀናት በጥበቃ አስቀመጠ። ግን በሦስተኛው ቀን ላቸው ተናገረ፤ ይህን አድርገው እና ትኖራላቸው፤ እኔ አምላክን እፈራለሁና። ከሰላማዊ ከሆናቸው፤ አንድ ወንድማቸው በእስር ቤት ይታሰር፤ እናንተ ግን ሂዱ እና የእህል አቅርቦታቸውን ግዢ ይዛቸው ተመለሱ። እናንተን ታናሽ ወንድማቸውን ወደ እኔ አምጡ፤ እና ቃላቶቻቸው ይታመናሉ፤ ግን ካልሆነ ትሞታላቸው። እንደዚህም አደረገ። ወይቤ፡ ኩሉ፡ ጎበ፡ እኑሁ፡ እው፡ በጎጢአት፡ እስመ፡ ንሀሉ፡ በእንተ፡ እኑነ፡ እስመ፡ ረሐቅነ፡ ሕማመ፡ ነፍሱ፡ አመ፡ ይለምነነ፡ ወኢሰማዕነ፡ ሎቱ፡ ወበእንተ፡ ዝንቱ፡ መጽአ፡ ላዕሌነ፡ ሕማም፡ ዝንቱ። መልስ ሰጥቶ ግን ሮቤል ለእነርሱ አለ፤ አልነገርኋቸውምን እያልኩ ልጁን አትጎዱ። እናንተ ግን አልሰማቸውኝም፤ እና እነሆ ደሙ ይፈለጋል። እነርሱ ግን አያውቁም ነበር፤ ፍሴፍ እንደሚሰማ፤ ምክንያቱም ተርጓሚ በመካከላቸው ነበር። ፍሴፍ ከእነርሱ ተመልሶ አለቀሰ፤ እንደገና ወደ እነርሱ መጥቶ ተናገራቸው፤ ስምዖንንም ከእነርሱ ወስዶ በፊታቸው አሰረው።

ዮሴፍ ግን አዘዘ የአነርሱን ዕቃዎች በአህል ለመሙላት፤ እና የእያንዳንዳቸውን ብር ወደ ከረጢቱ ለመመለስ፤ እና ለአነርሱ ለመንገዱ ምግብ ለመስጠት፤ እና ለአነርሱ እንዲዘህ ሆነ። ወአስቀምጠው አህሉን በአህያዎቻቸው ላይ፤ ከዚያ ሄዱ። አንድ ግን ከረጢቱን ፈትሎ፤ ባደረገበት ለአህዮቹ መኖ ለመስጠት፤ እና የብር ማሰሪያውን አየ፤ እና በከረጢቱ አፍ ላይ ነበረ። እናም ለወንድሞቹ አለ፡ ብሎ ተመለሰልኝ፤ እናም እነሆ ይህ በከረጢቱ ውስጥ ነው፤ እናም ልባቸው ደነገጠ፤ እናም እርስ በርሳቸው ተረባቢ ስላሉ፤ አምላክ ይህን ምን አደረገብን? መጡ ግን ወደ አባታቸው ያዕቆብ ወደ የከነዓን ምድር፤ እና የደረሰባቸውን ሁሉ ክስተቶች ዘገቡለት እንዲህ ብለው፤ የምድሪቱ ጌታ የሆነው ሰው ጠንካራ ቃላትን ተናግሮናል፤ እና እንደ መሬቱን የምንሰልፈ ሰዎች አድርጎ በጥበቃ ውስጥ አስቀምጠን። ንቭንም ግን ለአርሱ፤ ሰላማውያን ነን፤ ሰላዮች አይደሉንም። ዐሥራ ክልኬቱ አካው ንሕነ ነን፤ ውሉድ ዘክብነ፤ አሐዱ አኮ ሀሎ፤ ንአሱሰ ምስለ ክብነ ዮም በከናክን ምድር። አለን ግን ሰውየው ጌታው የምድሩ በዚህ አማራሌታ ምክንያት ሰላማዊ ናቸው፤ ወንድም አንድን ትቱ እዚህ ከእኔ ጋር፤ ግን ግዢውን የአህል አቅርቦት የቤታቸው ወስዳቸው ሂዱ። እናም ታናቸውን ወንድማቸውን ወደ እኔ አምጡ፤ እናም እውቃለሁ ምክንያቱም ሰላዮች አይደሉቸውም ግን ሰላማዊያን ናቸው፤ እናም ወንድማቸውን ለእናንተ እመልሳለሁ፤ እናም በምድሩ ትነግዳላቸው። ሆነ ግን በማጥፋታቸው የከረጢቶቻቸውን፤ የእያንዳንዱ የብር ማሰሪያ በከረጢታቸው ውስጥ ነበረ፤ እና አዩ የብር ማሰሪያዎቻቸውን እነርሱ እና አባታቸው፤ እና ፈሩ። ተናገረ ግን ያዕቆብ አባታቤው ላቸው፤ እኔን አሳጣቸውኝ፤ ዮሴፍ የለም፤ ስምዖን የለም፤ እና ቤንያምንም ትወስዱ፤ እነዚህ ሁሉ በእኔ ላይ ሆኑ። ሮቤል ለአባታቸው እንዲህ አለ፡ ሁለቱን ልጆቼን ግደል፤ ወደ አንተ ካለመጣሁት። እሱን ወደ እጄ ስጠኝ፤ እናም እኔ ወደ አንተ አመጣዋለሁ። ዘእንበለ ግን ይቤ፡ አይወርድ ወልድ የ ምስሌክሙ፡ እስመ ወንድሙ ሞተ፡ ወውክቱ ባሕቲቲ ተተውወ፡ ወይከውን ሎቱ ደደኪም በፍኖት ዘእመ ትሑሩ፡ ወታወርዱ ሊተ ዘልሀቀት ምስለ ሐዘን ውስተ ሲኦል።

ወረሃብስ ተጠየቀ ላዕላ ምድር። ወሆነ ግን መቼ ፈጸሙ ዘርውን ለመብላት፣ ዘ አመጡ ከ ግብጽ፣ እና አባታቸው አለላቸው፣ እንደገና ሄደው ግዙ ለእኛ ትንሽ ምግብ። ይሁዳ ግን ለእርሱ እንዲህ አለው፤ የምድረ ጌታ ያ ሰው በምስክርነት ተመስክሮልናል እያለ፤ ታናሹ ወንድማቸው ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቱን አታዩም አለ። ከሆነ እንግዲህ ስለዚህ ወንድማቸውን ከእኛ ጋር ብትልክ፣ እንወርዳለን እና ለአንተ ምግብ እንገዛለን። ግን አንተ ወንድማቸውን ከእኛ ጋር ካልላክ፣ አንሄድም፤ ምክንያቱም ያ ሰው ለእኛ ተናግሮናል እያለ፤ ታናሹ ወንድማቸው ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቱን አታዩም። ተናገረ ግን እስራኤል፡ ለምን አጎዳቸውኝ ለዚያ ሰው ስትነግሩት ወንድም እንዳላቸው? እነሆ ግን አሉ፡ እየጠየቀ ጠየቀን ሰውየው እኛንና ትውልዳችንን እያለ፡ አባታቸው ገና ይኖራል አንዴ፡ እናንተም ወንድም አላቸው እንዴ፡ እናም እንደዚህ ጥያቄው አሳወቅነው። ወንድማቸውን አምጡ ብሎን ይላል ብለን አናውቅም ነበር። ይሁዳ ግን ወደ አባቱ እስራኤል እንዲህ አለው፤ ልጁን ከእኔ ጋር ላክ፤ ተነስተን እንሂድ፤ እንዲህ እንኖራለን እንጂ አንሞትም፤ አኛም፤ አንተም፤ ሸክማችንም። እኔ ግን እጠብቀዋለሁ፤ ከእጄ ፈልገው፤ ካለመጣሁት ወደ አንተ እና ካላቆምኩት ፊትህ፤ ለአንተ ኃጢአተኛ እሆናለሁ ሁሉንም ቀናት። ቢ አይ አዘገዳን፣ ቀድሞውኑ ሁለት ጊዜ ተመልሰን ነበር። ተናገረ ግን ላቸው እስራኤል አባታቸው፡ ከሆነ እንደዚህ ነው፡ ይህን አድርጉ፡ ውሰዱ ከምድር ፍሬዎቹ በእናንተ ዕቃዎቹ፣ እና አውርዱ ለሰው ስጦታዎቹ የሙጫ፣ እና የማር፣ ዕጣን እና ሙር፣ እና ተረቢንዝ፣ እና ለውዝ። እና ድርብ ብር በእጆቻቸው ውሰዱ፡ የተመለሰውን ብር በከረጢቶቻቸው ከእናንተ ጋር መልሱ፤ ምናልባት ስህተት ሊሆን ይቻላል። እናም እሳታቸውን ውሰዱ፤ ተነሥተው ወደ ሰውየው ውረዱ። አምላኬ ግን ለእናንተ ጸጋ በዚያ ሰው ፊት ሊሰጣቸው እና አንዱን ወንድማቸውን እና ቤንያምን ሊልክ፤ እኔ ደግሞ እንደ ልጆቼን እንደተነፈግሁ ተነፈግሁ።

ወአንሥኩ፡ደግሞ፡አሙንቱ፡ሰብክ፡አላንተ፡ስጦታተ፡ዘንተ፡ውብሩረ፡ ክልኤተ፡በአደዊሆሁ፡ወለቤንያምሂ፡ወተንሥኩ፡ወወረዱ፡ውስተ፡ግብጽ፡ ወቆሙ፡ቀድሙ፡ዮሴፍ። ዮሴፍ ግን እነርሱን ራሳቸው፣ እና ቤንያምን ወንድሙን ከእናት አንድ የሆነውን፣ እና ለቤቱ ላይ ላለው አለው፣ ሰዎቹን

ወደ ቤት አስገባ፣ እና መስዋዕቶቻችን ስጠት፣ እና አዘጋጅ፣ ሰዎቹ ከእኔ ጋር በቀትር እንጂራዎቻችን ይበላሉ እንደሆነም። ሰውየው ግን እንደ ዮሴፍ እንዳለው አደረገ፣ እናም ሰዎቹን ወደ ዮሴፍ ቤት አስገባ። ርኪዮም ግና እሙንቱ ሰብእ እስመ ተመጽኑ ውስተ ቤተ ዮሴፍ፣ ደቤሉ፣ በእንተ ብሩር ዘተመለሰ ውስተ አከያሲነ መጀመሪያ፣ ንሐነ ንመጻክ ከመ ደሰድቁነ ወይወቅዑነ፣ ከመ ደንሥኑነ ውስተ ግብራን፣ ወአክድንቲነ። ቀርበው ግን ወደ ሰው የዮሴፍ ቤት ላይ፣ ተናገሩት በቤቱ በር፣ እያሉ፣ ጌታ፣ መጀመሪያ ምግብ ለመግዛት ወርዷል። ሆነ ግን መቼ ወደ ማረፊያ ቦታ መጣን፣ እና ከረጢቶቻችንን ከፈትን፣ እና ይህ ብር እያንዳንዱ በከረጢቱ ውስጥ ነበረ፣ ብራቸንን በክብረቱ አሁን በእጃቸን መለስናው። ወሌላ ብር አመጣን ከእኛ ጋር ምግብ ለመግዛት ፣ ማን ብሩን ወደ ከረጢቶቻችን እንዳስገባ አናውቅም ። አለላቸው ግን፣ ይቅር ለእናንተ፣ አትፍሩ፣ አምላካቸው እና አምላክ አባቶቻቸው ሀብቶችን በከረጢቶቻቸው ውስጥ ሰጣቸው፣ እና ብራቸው ተቀባይነት ያለው ተቀብያለሁ፣ እና ስምዖንን ወደ እነርሱ አወጣ። ወአምጽክ ማየ ለሐፀበ አግሮሙ፣ ወወሀበ መግብረ ለአድግቶሙ። አዘጋጁ ግን ስጦታዎቹን እስከ ዮሴፍ በቀትር እስኪመጣ ድረስ፣ ምክንያቱም እዚያ ይመገባል ብለው ሰሙ። ዮሴፍ ግን ወደ ቤቱ ገባ፣ እና በእጃቸው የነበሩትን ስጦታዎቹ ወደ ቤቱ አቀረቡለት፣ እና ፊታቸውን ወደ መሬት በማድረግ ሰጉሉት። ጠየቀ ግን እነርሱን፣ እንዴት ትኖራላችሁ? እና አለላቸው፣ አባታችሁ አሮጌው፣ እንደተናገራችሁት፣ ይጤናል? ገና ይኖራል? እነርሱ ግን አሉ፣ ጤናማ ነው ልጅህ አባታችን፣ ገና ይኖራል። እና አለ፣ ያ ሰው በእግዚአብሔር ይባረክ፣ እና ደፍተው ለእርሱ ሰጉ። አይኑን ከፍ አድርጎ ካየ በኋላ ዮሴፍ፣ ቤንያምን ወንድሙን ከእናቱ የተወለደውን አየ፣ እና አለ፣ ይህ ወደ እኔ እንድታመጡት የነገራችሁኝ ታናሽ ወንድማችሁ ነው? እና አለ፣ አምላክ ይምራህ ልጅ። ዮሴፍ ተረበሸ፣ ምክንያቱም የውስጥ ክፍሎቹ በወንድሙ ምክንያት ተገለበጡ፣ እና ለማልቀስ ፈለገ፣ ወደ ክፍል ምግብ እዚያ አለቀሰ።

እና ፊቱን ታጥቦ ወጥቶ ራሱን ተቆጣጠረ፣ እናም እንጂራ አቅርቡ አለ። ወአንበሩ ለእግዚአብሔር ባሕቲቱ፣ ወለሎሙ በበ ርክሶሊሙ፣ ወለግብጽ እለ ይበልዑ ምስሌሁ በበ ርክሶሙ፣ እስመ አልቦ ዘይክሉ ግብጽ

ደብልዑ ምስለ ዕብራውያን እክለ፡ ርኩስ እስመ ውክቱ ለግብጽ።  
ተቀመጡም በፊቱ፣ በኩሩ በልዕልናው፣ እና ታናሹ በወጣትነቱ፣  
ተደነቁም ሰዎቹ እያንዳንዳቸው ወደ ወንድሙ። ከእርሱ ክፍል ወደ  
እነርሳቸው ወሰዱ። የቤንያም ክፍል ግን ከሁሉም ክፍሎች አምስት  
እጥፍ ተዐበዩ፣ እና ከእርሱ ጋር ሰትተው ተሰከሩ።

44

ወአዘዘ ዮሴፍ ለዘ ሀሎ ላዕለ ቤቱ እንዘ ደብል፡ መልእካዎ አስማተ  
ሰብእ ሙብልዐ ዘክሙ ደክሉ ሊትሉ፡ ወውግሩ ለኩሉ ብረሩ ላዕለ ኦፊ  
አስማቲሁ። ወጽዎደዩ፡ ብሩራዊ፡ አግብኩ፡ ውስተ፡ ከረጢተ፡ ንእሱ፡  
ወክብረ፡ እክሉ፡ ዲቡ። ወኮነ፡ በከመ፡ ቃሉ፡ ዮሴፍ፡ በከመ፡ ደቤ።

ጽባሕ ተፈጸመ ወሰብእ ተፈነዉ ፣ እሙንቱ ወአድጊሆሙ ።  
ከተማዋን ከለቀቁ በኋላ ሳይርቁ፣ ዮሴፍ ለቤቱ ኃላፊ እንዲህ አለው፡  
ተነስተህ ሰዎቹን ተከተል፣ ስታደርሳቸው መልካምን በክፉ ለምን  
መለሳችሁ ብለህ ንገራቸው። ለምን ሰረቃችሁ የእኔን የብር ጽዋ? ይህ  
አይደለምን በእርሱ የእኔ ጌታ የሚጠጣው? እርሱ ግን በእርሱ  
በመተንበይ ደተነብያል። ክፉ ነገር አከናውናችሁ ያከናውናችሁትን።  
ካገኛቸው፡ደግሞ፡እነዚህን፡ቃላት፡እንደ፡አለላቸው። ሆኖም እነርሱ  
ተናገሩት፣ ለምን ጌታው እነዚህን ቃላት ይናገራል? ይህ ቃል ለአገልጋዮችህ  
እንዲሆን አይሁን። ቢሆን እኛ ያገኘነውን ብር በከረጢቶቻችን ውስጥ  
ከከነዓን ምድር ወደ አንተ መልሰን ከሆነ፣ እንዴት ከጌታህ ቤት ብር  
ወይም ወርቅ እንሰርቃለን? ከማን ዘንድ ጽዋውን ከልጁቸህ ታገኛ፣  
ደሙት፣ እና እኛም ለጌታችን ባሪያዎች እንሆናለን። እርሱ ግን አለ፣ አሁን  
እንደምትሉት እንደዚህ ይሆናል። ጽዋው የሚገኝበት ሰው የእኔ ባሪያ  
ይሆናል፣ እናንተ ግን ንጹሃን ትሆናላችሁ። ወአቅዷሙ፡ ወአውረዱ፡ ኩሉ፡  
ብእሲ፡ ዘንቦቦ፡ ላዕለ፡ ምድር፡ ወከሠቱ፡ ኩሉ፡ ብእሲ፡ ዘንቦቦ። ፈተሽ ግን  
ከሸማግሌው ጀምሮ፣ እስከ ታናሹ ድረስ መጣ። እና ጽዋውን በብንያም  
ከረጢት ውስጥ አገኘው። ወቀደዱ አልባሲሆሙ ወአንበረ ኩሉ ከረመሱ  
ላዕለ አድጎ ወተመደጡ ውስተ ሀገር።

ይሁዳ እና ወንድሞቹ ወደ ዮሴፍ ገቡ፤ እርሱም ገና አዚያ አያለ፤ እነርሱም በፊቱ ወደ መሬት ወደቁ። ዮሴፍ ግን ላቸው አለ፤ ይህን ነገር ምን አደረጋቸው? እንደ እኔ ያለ ሰው በመተንበይ እንደሚተነብይ አታውቁም? ተናገረ እንከ ይሁዳ፡ ምንት እንመልስ ለጌታ፤ ወምንት እንናገር፤ ወምንት እንትጸደቅ፡ እግዚአብሔር እንከ አገኘ ጎጢሐተ ደቀሜክ፡ እነሆ እንሙ አገልግልት ለጌታነ፤ አኛኒ፤ ወበጎቤሁ ተገኘ ጽዋዕ። ዮሴፍ ግን አለ፤ ይህን ነገር ማድረግ አይሆንልኝ፤ ጽዋው በአጁ የተገኘው ሰው የእኔ ባሪያ ይሆናል፤ እናንተ ግን በሰላም ወደ አባታቸው ሂዱ። ይሁዳ ቀርቦ ለእርሱ አለ፤ አለምናለሁ፤ ጌታዬ፡ ባሪያህ ቃል ይናገር ፊትህ፤ እና በባሪያህ ላይ አትቁጣ፤ ምክንያቱም አንተ ከፈርዖን ጋር ነህ። እግዚአብሔር፡ አንተ ለልጆቻህ ጠየቀክ እያልክ፡ አባት ወይም ወንድም አላቸሁን? እናም ለጌታ እንበለው፤ አሮጌ አባት አለን፤ እንዲሁም በሽማግልነቱ የተወለደ ታናሽ ልጅ አለው፤ ወንድሙ ሞተ፤ እርሱ ግን ብቻውን ከአናቱ ተረፈ፤ አባቱም እርሱን ወደደው። አንተ ግን ለልጆቻህ ተናገረሃል፤ እሱን ወደ እኔ አውርዱት እና እንከባከበዋለሁ። ወእንበልነ፡ ለጎደታ፡ ኢደክል፡ ውሉድ፡ ጎደጎ፡ አባሁ፡ እስመ፡ ቡ፡ ጎደጎ፡ አባሁ፡ ይመውት። አንተ ግን ለልጆቻህ አልክ፤ ወጣቱ ወንድማቸው ካላቸው ጋር ካልወረደ፤ ፊቱን ማየት አትጨምረም። ሆነ ግን መቼ ወደ ልጅህ አባታቸን ወደቅን፤ የጌታቸንን ቃላት ለእርሱ አሳወቅን። አባታቸን ግን፤ እንደገና ሂዱና ትንሽ ምግብ ግዙልን አለ። አኛ ግን አልነ፤ መውረድ አንቸልም፤ ግን ታናሹ ወንድማቸን ከአኛ ጋር ቢወርድ እንወርዳለን፤ ታናሹ ወንድማቸን ከአኛ ጋር ሳይሆን የሰውየውን ፊት ማየት አንቸልምና። ተናገረ ደግሞ ልጅህ አባታቸን ወደ አኛ፡ እናንተ ታውቃላቸው ሁለት ወለደችልኝ ሴቲቱ። እና አንዱ ከእኔ ወጣ፤ እናንተም አላቸው፤ አውሬ በልቶታል ብላቸው፤ እና እስከ አሁን አላየሁትም። ስለዚህ እንደ ይህንም ከፊቱ ብትወስዱት፤ እና በመንገድ ላይ ድክመት ቢደርስበት፤ ሽማግሌነቱን በሀዘን ወደ ሲኦል ታወርዱታላቸው። አሁን እንግዲህ እንደ አገባ ወደ ልጅህ አባታቸን ግን እና ልጁ ከአኛ ጋር ካልሆነ ነፍሱ ግን ከዚህ ነፍስ ተንጠልጥላለች ወይሆናል በማየቱ ጊዜ እርሱ ልጁ ከአኛ ጋር እንደሌለ፤ ይሞታል፤ እና ልጆቻህ የአባታቸንን የልጅህን ሽማግሌ ከሐዘን ጋር ወደ ሲኦል ያወርዳሉ። ይህ ልጅህ ከአባቱ ዘንድ ይህን ልጅ ተቀብሎአል እያለ፡ እሱን ወደ አንተ ካላመጣሁ እና በፊትህ

ካላቆምኩ፣ ለአባቴ ሁሉንም ቀናት ኃጢአተኛ እሆናለሁ። አሁን ስለዚህ እኔ ለአንተ እቆያለሁ፣ የልጁ ምትክ አገልጋይ የጌታው፣ ነገር ግን ልጁ ከወንድሞቹ ጋር ይውጣ። እንዴት ወደ አባቴ እወጣለሁ ልጁ ከአኛ ጋር ሳይሆን? የአባቴን የሚያገኙትን መከራዎቻችን እንዳላይ።

45

ወአይክል፡ ዮሴፍ፡ ለመታገስ፡ ኩሎሙ፡ አለ፡ ይቀውሙ፡ ጎቤሁ፡ አለ፡ ይቤ፡ ፈኑ፡ ኩሎሙ፡ አምኔዮ፡ ወአልቦ፡ ዘይቀውም፡ ጎቦ፡ ዮሴፍ፡ አመ፡ ያአምር፡ ሮሙ፡ ለአጎዊሁ። ወአሰደደ፡ ቃሎ፡ ምስለ፡ ብካይ፡ ወሰም፡ ኩሎሙ፡ ግብጽውያን፡ ወሰሚዐ፡ ኮነ፡ ወስተ፡ ቤተ፡ ፈርዖን። ዮሴፍ ግን ለወንድሞቹ አለ፡ እኔ ዮሴፍ ነኝ፣ አባቴ ገና ይኖራል? ወንድሞቹም መልስ መስጠት አልቻሉም፣ ምክንያቱም ተረብሸው ነበር። ዮሴፍ ግን ለወንድሞቹ፡ ወደ እኔ ቅረቡ አለ፡ እና ቀረቡ፡ እና እኔ ዮሴፍ ወንድማቸው ነኝ፣ ወደ ግብጽ የሸጣቸው አለ። አሁን ስለዚህ አትዘኑ፣ ወይም ጠንካራ ለእናንተ አይምሰል፣ ምክንያቱም ሸጣቸው እዚህ፣ ለሐይወት ነው አምላክ ከእናንተ በፊት ላከኝ። ይህ ለሁለተኛ ዓመት ረሃብ ላይ ምድር ነው፣ እና ገና አምስት ዓመታት ይቀራሉ፣ በእነዚህም ማረስ ወይም ማጨድ አይኖርም። አምላክ እኔን ከእናንተ በፊት ላከኝ ፣ በምድር ላይ የእናንተን ቀሪ ለመተው ፣ እና የእናንተን ታላቅ ትርፍ ለማሳደግ ። አሁን ስለዚህ እናንተ አይደላቸው እኔን ወደዚህ የላካቸውት፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ነው፣ እና አደረገኝ እንደ አባት ለፈርዖን፣ እና ጌታ ለሁሉ ቤቴ፣ እና ገዥ ለሁሉ ምድረ ግብጽ። ቸኩላቸው እንግዲህ ወደ አባቴ ውጡ፣ እና እንዲህ በሉት፣ ልጅህ ዮሴፍ እንዲህ ይላል፣ አምላክ የግብጽን ምድር ሁሉ ጌታ አደረገኝ፣ እንግዲህ ወደኔ ውረድ፣ እና አትቆይ። ወትነብር በምድረ ገሴም አረቢያ፣ ወትሆን ቅርብ ጎቤዮ አንተ፣ ወደቀቅክ፣ ወደቀቀ ደቀቅክ፣ አባግዕክ፣ ወአብራህትክ፣ ወኩሉ ዘሀሎክ። ወእመግበክ እየ ህየ ፣ እስመ ገና ጎምስ ዓመት ረታብ ይሄሉ ፣ ከመ ኢትትሐጐል አንተ ወደቀቅክ ወኩሉ ንዋይክ። እነሆ አይኖቻቸው ያያሉ፣ እና የወንድሜ ቤንያም አይኖቻችን ምክንያቱም አፌ ነው ወደ እናንተ የሚናገረው። ሪፖርት አድርጉ እንግዲህ ለአባቴ ሁሉንም ክብራን በግብጽ ያለውን፣ እና ያየኋቸውትን ሁሉ፣ እና ፈጥናቸው አውርዱ አባቴን

እዚህ። እና በወንድሙ ቤንያም አንገት ላይ ወድቆ በእርሱ ላይ አለቀሰ፤  
እና ቤንያም በእርሱ አንገት ላይ አለቀሰ። ወአስተዋደቀ ኩሎሙ አጉሁ፤  
ወበከየ ላዕሌሆሙ፤ ወአምድሳረ ዝንቱ ተናገሩ እጉሁ ጎቤሁ።

ወተሰምዐ፡ ቃል፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ፈርዖን፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ መጽሁ፡ አጎዊሁ፡  
ለዮሴፍ፡ ወተፈሥሐ፡ ፈርዖን፡ ወአግብርቲሁ። ደቤ ዲ ፈርዖን ጎበ ዮሴፍ፡  
ደቤ ለእጉከ፡ ዘንተ ግበሩ፡ መልኩ መሸከሚተክሙ፡ ወሑሩ ውስተ ምድረ  
ከናኦን። እናም አባታቸሁንና ንብረታቸሁን ወስዳቸሁ ወደ እኔ ኑ፤ እኔም  
የግብፅን መልካም ነገር ሁሉ አሰጣቸኋለሁ፤ የምድሪቱንም ቅባት  
ትበላላቸሁ። አንተ ግን እነዚህን አዝዝ፤ ከግብፅ ምድር ሰረገሎቹን  
ለልጆቻቸሁ እና ለሚስቶቻቸሁ እንዲወስዱ፤ እናም አባታቸሁን  
ወስዳቸሁ ኑ። ወአይትቀጠቡ፡ ለአዕይንትክሙ፡ በንዋይክሙ፡ አስመ፡  
ኩሉ፡ ወናይ፡ ዘግብጽ፡ ለክሙ፡ ይከውን። ወሠሩ እንዲሁ ደቀ መዛሙርተ  
እስራኤል፤ ወወሀቦሙ ዮሴፍ ሰረገላተ በከመ ዘተነገረ በፈርዖን ንጉሥ፡  
ወወሀቦሙ መግብረ ለመንገድ። ወለኩሎሙ ወሀቦሙ ክልኤተ አልባሰ፡  
ወለቤንያም ሰ ወሀቦ ሠላሳ ምእት ወርቅ፡ ወጎምስተ ዘይትለወጡ  
አልባሰ። ወለአቡሁ ፈነወ በከመ አሙንቱ፡ ወዐሥሩ አድግ ዘይጸውሩ  
እምኩሉ ወናያት ግብጽ፡ ወዐሥሩ በቅሎ ዘይጸውራ እክለ ለአቡሁ  
ውስተ ፍኖት። ወንድሞቹን ላከ፤ እና ሄዱ፤ እና እንዲህ አላቸው፡  
በመንገድ አትቁጡ። ወዐርጉ፡ አምግብጽ፡ ወመጽሁ፡ ውስተ፡ ምድረ፡  
ከናኦን፡ ጎበ፡ ያዕቆብ፡ አቡሆሙ። ወአንገሉ፡ ሎቱ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ከመ፡  
ወልድከ፡ ዮሴፍ፡ ሕያው፡ ወውአቱ፡ ይኳንን፡ ኩላ፡ ምድረ፡ ግብጽ፡ ወደነገጽ፡  
በልቡ፡ ያዕቆብ፡ አስመ፡ ኪአምነ፡ ሎሙ። ተናገሩ ግን ለእርሱ ሁሉ  
የተነገሩትን በዮሴፍ፡ ብዙ ያለው ተናገረ ለእነርሱ። አይቶ ግን የጋሪዎቹን  
እነዚያ ላከ ዮሴፍ እንዲሁም ለመውሰድ እርሱን፤ ተነሳሳ የመንፈስ  
ያዕቆብ የአባታቸው። ተናገረ እንግዲህ እስራኤል፤ ታላቅ ነው ለእኔ፤  
ዮሴፍ ወልዴ ገና ቢኖር፤ ሄጄ እመለከተዋለሁ ከመሞቱ በፊት።

ተነስቶ ግን እስራኤል፤ እርሱ እና ሁሉ የእርሱ፤ ወደ የመሐላ ጉድጓድ  
መጣ፤ እና ለአባቱ ደስሐቅ አምላክ መሥዋዕት አሠዋ። አለ እንከ

እግዚአብሔር ለእስራኤል በራክዮ ሌሊት አቢሉ፡ ያዕቆብ ያዕቆብ፡፡  
ወእንከ አለ፡ ምንት ውክቱ፡፡ ይህ ግን ይላል ለእርሱ፡ እኔ አለሁ አምላክ  
አባቶቻህ፡ አትፍራ ሙራረኛ ወደ ግብጽ፡ ለታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ  
እዚያ፡ እና እኔ ከአንተ ጋር ወደ ግብጽ እወርዳለሁ፡ እና እኔ በመጨረሻ  
ወደ ላይ አወጣሃለሁ፡ እና ዮሴፍ እጆቹን በዓደኖቻህ ላይ ያደርጋል፡፡ ተነሣ  
ግን ያዕቆብ እምግጥጥ መሐላ፤ ወነሥኩ ደቂቀ እስራኤል ለአቡሆሙ  
ወንዋዮሙ ወአንስቲያሆሙ ላዕለ ሰረገላት እለ ፈነወ ዮሴፍ ከመ ደጾሮ፡፡  
እና ንብረቶቻቸውን ወስደው፡ እና ከከነዓን ምድር የተቀበሉትን ሁሉንም  
ይዘታ፡ ወደ ግብጽ ገቡ፡ ያዕቆብ እና ሁሉም ዘሩ ከእርሱ ጋር፡፡ ወልዶቹ፡  
እና የወልዶቹ ወልዶች ከእርሱ ጋር፡ ሴቶቹ፡ እና የሴቶቹ ሴቶች፡ እና  
ሁሉም ዘሩን አመጣ ወደ ግብጽ፡፡ እነዚህ ደግሞ ሰዎች የእስራኤል  
ወንዶች ናቸው የገቡት ወደ ግብጽ ከአባታቸው ያዕቆብ ጋር፡፡ ያዕቆብና  
ወንዶቹ፡ የያዕቆብ በኩር ሮቤል፡፡ ወልዶች ግን የርኩቤን፡ ሄኖክ፡ ፋሎስ፡  
አስሮን፡ እና ካርሚ፡፡ ወልዶች ግን ስምዖን፤ የሙኤል፤ ያሚን፤ አውድ፤  
አኪን፤ ሳክር፤ ወሳኩል ወልደ ከናካናዊት፡፡ ወልዶች ግን የሌዊ፡ ጌርሶን፡  
ቃት፡ እና መራራ፡፡ የይሁዳ ወልዶች፡ ዔር፤ አውናን፤ ሴሎም፤ ፋራስ እና  
ዛራ ናቸው፡፡ ዔር እና አውናን በከናዓን ምድር ሞቱ፡፡ የፋራስ ወልዶች  
ሔስሮን እና የሙኤል ናቸው፡፡ ወልዶች ግን የደሳለኝ፡ ቶላ፤ እና ፉዋ፤ እና  
ሐሹም፤ እና ሺምሮን፡፡ ወልዶሙ፡ ደግሞ፡ ለዘቡሎን፡ ሴሌድ፡ ወአሎን፡  
ወአኮኤል፡፡ እነዚህ የሌክ ወላጆች ናቸው፡ እነዚያን በሜሶጶጣምያ ሶርያ  
ለያዕቆብ ወለደች፡ እና ዲና የእርሱ ሴት ልጅ፡ ሁሉም ነፍሳት፡ ወላጆቻና  
ሴት ልጆች፡ ሰላሳ ሦስት፡፡ የጋድ ወልዶች፡ ሳፎን፡ አንጊስ፡ ሳኒስ፡ ታሶባን፡  
አሄዴስ፡ አሮሄዴስ፡ እና አራሄሌስ፡፡ ወልዶች ግን አሴር፡ ኢየምና፡ ኢየሱዋ፡  
ወኢየኩል፤ ወባሪያ፤ ወሳራ እሳቶሙ፡፡ ወልዶች ግን ባሪያ፡ ኮቦር፤  
ወመልኪኢል፡፡ እነዚህ የዘልፋስ ወንዶች ናቸው፡ እርስዋን ላባን ለሌዓ  
ለሴት ልጅ ሰጣት፡ እርስዋም እነዚህን ለያዕቆብ ወለደች፡ አሥራ ስድስት  
ነፍሳት፡፡ ደቂቀ ግን ራኤል ሰበይቲ ያዕቆብ፡ ዮሴፍ እና ብንያም፡፡ ሆኑ  
ግን ወልዶች ዮሴፍ በምድረ ግብጽ፡ እነዚያም ወለደችለት አሴኔት ሴት  
ፖጢፌራ ካህነ ሄሊዮፖሊስ፡ ማናሴን እና ኤፍሬምን፡፡ ሆኑ ግን ወልዶች  
ማናሴ፡ እነዚያም ወለደችለት ወደፊቱ ሶርያዊቱ፤ ማኪርን፡፡ ማኪር ግን  
ወለደ ገላዓድን፡፡ ወልዶች ግን ኤፍሬም ወንድም ማናሴ፡ ሱታላዓም እና  
ታዓም፡፡ ወልዶች ግን ሱታላዓም፡ ኤዶም፡፡ ወልዶች ግን ቤንያሚን፡ ባለ

እና ቦኮር እና አስቤል። ሆኑ ግን ወልዶቻቸው ባላ፡ ግራ እና ኖዴማን እና አንኪስ እና ሮስ እና ማምሬም። ግራ ግን ወለደ ዘአራድ። እነዚህ የራሔል ልጆች ናቸው፤ እነርሱም ለያዕቆብ የወለደቻቸው፤ ሁሉም ነፍሳት አሥራ ስምንት ናቸው። ውሉደ፡ ዳን፡ ደግሞ፡ አሳም፡ ነበሩ። ወደቂቀ ነፍታሊም አሲኤል ወጎኒ ወደሳር ወሶልሔም። እነዚህ የባላስ ወንድ ልጆች ናቸው፤ እርሷም ላባን ለሴት ልጁ ራኬል የሰጣት፤ እርሷም እነዚህን ለያዕቆብ የወለደች፤ ሁሉም ነፍሳት ሰባት ናቸው። ሁሉም ነፍሳት ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡ፤ ከሐቅዋቱ የወጡ፤ ከያዕቆብ ወንዶች ሴቶች ሳይጨምር፤ ሁሉም ነፍሳት ስልሳ ስድስት ነበሩ። ወልዶቻችን የኖሴፍ እነዚያ የተወለዱለት በግብጽ ምድር ነፍሳት ዘጠኝ ነበሩ። ሁሉም ነፍሳት የያዕቆብ ቤት እነዚያ የገቡ ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብጽ ነፍሳት ሰባ አምስት ነበሩ።

ወኢሁዳን፡ ፈነወ፡ ቅድመ፡ አሙ፡ ጎብ፡ ኖሴፍ፡ ከመ፡ ይተቀበሎ፡ ኪያሁ፡ በሄሮዎን፡ ሀገር፡ ውስተ፡ ምድረ፡ ራሜሴ። ኖሴፍ ሰረገሎቹን ካገናኘ በኋላ፣ አባቱን እስራኤልን ለመገናኘት ወደ ጃግኖቸው ከተማ ወጣ፤ እና ለአሱ ታይቶ በአንገቱ ላይ ወደቀ፤ እና በታላቅ ማልቀስ አለቀሰ። እና እስራኤል ለኖሴፍ አለ፤ አሁን ጃምሮ አሞታለሁ፤ ምክንያቱም ፊትህን አይቻለሁ፤ አሁንም አንተ በሐይወት ስለምትኖር። ኖሴፍ ግን ለወንድሞቹ እንዲህ አለ፤ ወጥቼ ለፈርዖን እነግራለሁ፤ እናም እንዲህ እላለሁ ለእርሱ፡ ወንድሞቹ እና የአባቴ ቤት፤ በከነዓን ምድር የነበሩ፤ ወደ እኔ መጥተዋል። ወአሙንቱ፡ደቂቀ፡አጋለ፡አመሐያው፡አሙንቱ፡ ወአሙንቱ፡ደቂቀ፡አጋለ፡አመሐያው፡ለአንስሳ፡ነበሩ፡ወአንስሳ፡ወላሞቹ፡ ወኩሎ፡ዘሎሙ፡አምጽኡ። ከሆነ እንግዲህ ፈርዖን እናንተን ቢጠራ እና ለእናንተ የእናንተ ሥራ ምንድን ነው? ቢላቸው፤ ተላላቸው፤ እኛ የአንስሳት አሳዳጊዎች ነን፤ ልጆቻህ ከልጅነት አስከ አሁን፤ እኛም እና አባቶቻችንም፤ በገሴም የዓረቢያ ምድር እንድትኖሩ፤ ምክንያቱም ሁሉ የበጎች እረኛ ለግብፃውያን አስጸያፊ ነው።

ኖሴፍ መጥቶ ለፈርዖን አሳወቀው እንዲህ ብሎ፡ አባቴና ወንድሞቼ፤ እንስሳቶቻቸውና በሬዎቻቸው፤ እና ሁሉም ንብረታቸው ከከነዓን ምድር መጥተዋል፤ እናም እነሆ በጎሴም ምድር ናቸው። ከ ወንድሞቹ ውስጥ አምስት ሰዎችን ወስዶ በፈርዖን ፊት አቆማቸው። ወይቤ ፈርዖን ለአኅዊሁ ኖሴፍ፡ ምንት ግብርክሙ። ወእሙንቱሰ ደቤልዎ ለፈርዖን፡ ኖላውያነ አባግዕ ወራዊትከ፡ ወአነሂ ወአባዊነሂ። ደላሉ ግን ለፈርዖን፡ ለመቆየት በምድር መጥተናል፤ የለም ሳር ለእንስሳት የልጆቻህ፤ አጠናከረ ረሃብ በምድር ከነዓን፤ አሁን ስለዚህ እንኖራለን በምድር ጎሴም። ደላል ግን ፈርዖን ለኖሴፍ፡ ደኑሩ በምድር ጎሴም፤ ከሆነ ግን ታውቃለህ፤ ምክንያቱም ናቸው በእነርሱ ሰዎች ኃያላን፤ ሾም እነርሱ አለቆች የእኔ እንስሳት። መጡ ግን ወደ ግብጽ ወደ ኖሴፍ ያዕቆብ እና ልጆቹ፤ እና ሰማ ፈርዖን ንጉሥ ግብጽ። እና ፈርዖን ወደ ኖሴፍ እንዲህ አለው፡ አባትህና ወንድሞቻህ ወደ አንተ መጥተዋል። ናይ፡ ምድረ፡ ግብጽ፡ ቅድሜክ፡ ደቡብ፡ በምርጥ፡ ምድር፡ አንብር፡ አባክ፡ ወአኅዊክ። ኖሴፍ ግን አባቱን ያዕቆብን አመጣ፤ እና በፈርዖን ፊት አቆመው፤ እና ያዕቆብ ፈርዖንን ባረከ። ፈርዖን ለያዕቆብ ደላል፤ የሕይወትህ ዓመታት ስንት ናቸው፤ ወይቤ ያዕቆብ ለፈርዖን፡ መዋዕለ ዓመታት ሕይወትህ እለ እንግር፡ መቶ ወሠላሳ ዓመት፡ ተጻንት ወእኩያን ኮና መዋዕለ ዓመታት ሕይወትህ፤ ኢብጽሐ ውስተ መዋዕለ ዓመታት ሕይወት አበውየ፡ እለ መዋዕለ ተንግሩ። ወባረክ፡ያዕቆብ፡ለፈርዖን፡ወፀክ፡እምነቤሁ።

ወአሰፈረ፡ኖሴፍ፡አባሁ፡ወአኅዊሁ፡ወወሀብሙ፡ርስተ፡በምድረ፡ ግብጽ፡በእንተ፡ሠናደት፡ምድር፡በምድረ፡ራምሴ፡ከሙ፡አዘዘ፡ፈርዖን። ወይጸብጥ፡ ኖሴፍ፡ እክለ፡ ለአቡሁ፡ ወለአኅዊሁ፡ ወለኩሉ፡ ቤተ፡ አቡሁ፡ በከመ፡ ሥጋ።

እህል ግን በሁሉም ምድር አልነበረም፤ ረሃቡ በጣም አጠናከረ፤ የግብፅ ምድር እና የከነዓን ምድር በረሃቡ ተሰናበቱ። ኖሴፍ ደግሞ በግብጽ ምድር እና በከነዓን ምድር የተገኘውን ሁሉ ብር ሰበሰበ፤ የእህሉን የሚገዙ ነበር፤ እና ለእነርሱ ደለካ ነበር፤ እናም ኖሴፍ ሁሉን ብር ወደ ፈርዖን ቤት አመጣ። ወአልበ፡ ኩሉ፡ ብሩር፡ እምነ፡ ምድረ፡ ግብጽ፡ ወእምነ፡ ምድረ፡ ከናአን። መጽሁ፡ ደግሞ፡ ኩሎሙ፡ ግብጽውያን፡ ጎበ።

ዮሴፍ፡ እንዘ፡ይብሉ፡ ሀበነ፡ አክለ፡ ወለምንት፡ ንመውት፡ ቅድሜከ፡ አስመ፡  
አልቦ፡ ብሩርነ፡ ዮሴፍ ግን ላቸው አለ፤ የእናንተን ከብቶቶ አምጡ፤ እና  
የእናንተ ብር ካለቀ የእናንተን ከብቶቶ ምትክ ዳቦዎቹን እሰጣችኋለሁ።  
ከብቶቻቸውን ወደ ዮሴፍ አመጡ፤ እና ዮሴፍ በፈረሰቻቸው፤  
በበጎቻቸው፤ በበጌዎቻቸው እና በአህዮቻቸው ምትክ ዳቦ ሰጣቸው፤  
እናም በዚያ ዓመት በሁሉም ከብቶቻቸው ምትክ በዳቦ አሳደጋቸው። ያ  
ዓመት ወጣ፤ እና በሁለተኛው ዓመት ወደ አርሱ መጡ፤ እና ለአርሱ አሉ፤  
ከጌታቸን ፊት እንጠፋ ምናልባት? ብራችን ጠፋ፤ እና ንብረቶቻችንና  
ከብቶቻችን ወደ አንተ ጌታ ሄዱ፤ እና ከጌታቸን ፊት ለኛ አልቀረም፤ ግን  
የራሳችን ሰውነትና መሬታችን ብቻ። ስለዚህ በፊትህ እንዳንሞት እና  
መሬቱም እንዳትጠፋ፤ እኛንና መሬታችንን በዳቦ ምትክ ግዛ። እኛና  
መሬታችን ለፈርዖን ባሪያዎቹ እንሆናለን። ዘር ስጠን፤ እንዘራ፤  
እንኖራለን እናም እንዳንሞት፤ መሬቱም አትጠፋም። እና ዮሴፍ  
የግብጻውያንን መሬት ሁሉ ለፈርዖን አገኘ፤ ምክንያቱም ግብጻውያን  
መሬታቸውን ለፈርዖን ሸጡ፤ ምክንያቱም ረሃቡ ተቆጣጠራቸው፤ እና  
መሬቱ የፈርዖን ሆነ። ወዘሐዝብ፡ አገልገለ፡ ለእሱ፡ ውስተ፡ ውሉ፡  
እምአጽናፈ፡ አድባረ፡ ግብጽ፡ አስከ፡ አጽናፍ። ያለ የካህናት መሬት ብቻ፤  
ዮሴፍ ደህን አልገዛም፤ ለካህናት ፈርዖን ስጦታ በመስጠት ሰጠ፤ እና  
የፈርዖን የሰጣቸውን መስጠት በሉ፤ በዚህ ምክንያት የእነርሱን መሬት  
አልሸጡም። ይላል ግን ዮሴፍ ለኩሉ ግብጻውያን፡ ናሁ ረከብኩኩሙ  
አንትሙ ወምድረክሙ ዮም ለፈርዖን፡ ንሱ ለርእስክሙ ዘርክ ወዘርኩ  
ምድረ። ውጤቶቹ ይሆናሉ፤ አምስተኛውን ክፍል ለፈርዖን ትሰጡ፤ አራቱ  
ክፍሎቹ ደግሞ ለእናንተ ለራሳችሁ ለመሬቱ ዘር፤ ለእናንተ ምግብ፤ እና  
ለሁሉም በቤቶቻችሁ ያሉ ይሆናሉ። እና አሉ፡ አድነሽን፤ ጸጋን አገኘን  
የጌታችን ፊት፤ እና ለፈርዖን ባሮቹ እንሆናለን። እና ዮሴፍ ላቸው ትእዛዝ  
አደረገ እስከ ዚህ ቀን ድረስ፤ በግብፅ ምድር ላይ ለፈርዖን እንዲለፍ፤  
ከካህናት ምድር ብቻ በስተቀር፤ ለፈርዖን አልነበረም።

ተቀመጠ ግን እስራኤል በግብጽ ምድር ላይ በጎሴም ምድር፤ እና  
ወረሱዋ፤ እና አደጉ እና በጣም ተባዙ። ያዕቆብ ግን በግብጽ ምድር  
አሥራ ሰባት ዓመት ኖረ፤ እና የያዕቆብ የሐይወት ዘመን ቀናት መቶ አርባ  
ሰባት ዓመት ሆነ። ቀረቡ ግን የእስራኤል የመሞት ቀናት፤ እና የእርሱን

ልጅ ዮሴፍን ጠራ፤ እና ለእርሱ አለ፤ ከአንተ ፊት ጸጋ አግኝቼ ከሆነ፤ እጅህን በጭኔ ስር አድርግ፤ እና በላዬ ምህረትና እውነት ታደርጋለህ፤ በግብጽ እንዳትቀብረኝ። ግን ከአባቶቼ ጋር እተኛለሁ፤ እና ከግብጽ ተወስደኛለሁ፤ እና በመቃብራቸው ትቀብረኛለሁ። እርሱ ግን አለ፡ እኔ እንደ ቃልህ እስራለሁ። ተናገረ ግን፤ ምላሽ ለእኔ፤ እና ተማለለት፤ እና እስራኤል በበትሩ ጫፍ ላይ ሰገደ።

48

ከእነዚህ ቃላት በኋላ ሆነ፤ እና ለዮሴፍ ተነገረ፤ አባትህ ታመመ ብሎ፤ እና ሁለቱን ልጆቹን ምናሴንና ኤፍሬምን ወስዶ፡ ወደ ያዕቆብ መጣ። ተዘገቦ ግን ለያዕቆብ አያሉ፡ እነሆ ልጅህ ዮሴፍ ወደ አንተ ይመጣል፤ እና እስራኤል ኃይል አድርጎ በአልጋው ላይ ተቀመጠ። ወአመነ፡ ያዕቆብ፡ ለዮሴፍ፡ እግዚአብሔር፡ የኔ፡ ታዳኝ፡ በሉዝ፡ በምድረ፡ ከናአን፡ ወባረከኝ። ወደቤለኒ፡ ናሁ፡ አነ፡ አብዝኅከ፡ ወአስፈፍሐከ፡ ወእንብረከ፡ ጉባኤ፡ አሐዛብ፡ ወአሁበከ፡ ምድረ፡ ዛ፡ ወለዘርአከ፡ ምስሌከ፡ ርስተ፡ ዘለዓለም። አሁን ስለዚህ ሁለቱ ወንዶቹ ልጆቻህ፡ እኔ ወደ አንተ ወደ ግብፅ ከመምጣቴ በፊት በግብፅ ምድር የተወለዱልህ፤ የእኔ ናቸው፤ ኤፍሬም እና ምናሴ እንደ ሮቤል እና ስምዖን ለእኔ ይሆናሉ። ነገር ግን እነዚህን ከወለድክ በኋላ የምትወልዳቸው ዘሮቹ በወንድሞቻቸው ስም ይሆናሉ፤ በእነዚያ ርስቶቹ ይጠራሉ። እኔ ግን ከመሰጠጥም ሶርያ እየመጣሁ ሳለሁ፤ እናትህ ራሔል በከናዓን ምድር ሞተች፤ ወደ ኤፍራታ ለመምጣት በካብራታ ሂጾድሮም አቅራቢያ እያለሁ፤ እና በሂጾድሮም መንገድ ላይ ቀበርኋት፤ ይህች ቤተልሔም ናት።

ርእዮ ደግሞ እስራኤል ውሉደ ዮሴፍ፡ ደቤ፡ መኑ እሙንቱ ለከ። ዮሴፍ ግን ለአባቱ ይላል፡ እነዚህ የእኔ ልጆቹ ናቸው፤ እግዚአብሔር እዚህ የሰጠኝ። እና ያዕቆብ ይላል፡ እነርሱን ወደ እኔ አምጣ፤ እንዲሁም እባርካቸው። የእስራኤል አይኖቹ በእርጅና ምክንያት ደብዘዘው ነበር፤ እና ማየት አልቻለም፤ እና አቀረባቸው ወደ እርሱ፤ እና መከሳቸው፤ እና አቀፋቸው። እና እስራኤል ለዮሴፍ አለ፡ እነሆ የአንተን ፊት አልተነፈግሁም፤ እና እነሆ እግዚአብሔር የአንተን ዘርም አሳዳኝ።

ወአውጽኑሙ፡ኖሴፍ፡አምከብራኪሁ፡ወሰገዱ፡ሎቱ፡በገጾሙ፡ውስተ፡  
ምድር፡፡ ወነሥክ፡ ኖሴፍ፡ ክልኤተ፡ ውሉዶ፡ ለኤፍሬም፡ በየማኑ፡  
አምፀጋሙ፡ አስራኤል፡ ወለምናሴ፡ አምፀጋሙ፡ አምየማነ፡ አስራኤል፡  
ወአቅረበሙ፡ ተቤሁ፡፡ አስራኤል እደ ዘየማኑን ዘዘረገ፡ ላይ ርአስ  
ኤፍሬም አድረገ፡ ዝነቱ ደግሞ ዘንእሱ ሀለወ፡ ወእደ ፀጋሙን ላይ ርአስ  
ምናሴ፡ እደዊሁን በተቀያየረ፡፡

ወባረኮሙ፡ወደቤ፡አግዚአብሔር፡ዘአስተማስለ፡አበዊየ፡ቅድሚሁ፡  
አብርሃም፡ወደስሐቅ፡አግዚአብሔር፡ዘይጠቅሙኒ፡አምነዕስናተዮ፡አስከ፡  
ዛቲ፡ዕለተ፡፡ መልአኩ የሚያድነኝ ከሁሉ ክፉዎቹ ይባርክ እነዚህን ልጆቹ፡  
እና በእነርሱ ይጠራል ስሜ እና የአባቶቹ ስም አብርሃም እና ደስሐቅ፡ እና  
ይብዛሉ ወደ ብዙ ብዛት በምድር ላይ፡፡ ኖሴፍ አባቱ የቀኝ እጁን  
በኤፍሬም ራስ ላይ ሲያኖር ባየ ጊዜ፡ ለእርሱ ከባድ ሆኖ ታየው፡ እና  
ኖሴፍ የአባቱን እጅ ያዘ፡ ከኤፍሬም ራስ ላይ ወደ ምናሴ ራስ  
ለማስወገድ፡፡ ኖሴፍ ግን ለአባቱ አለ፡ አይደለም እንደዚህ አባቱ፡ ይህ  
ለእርሱ በኩር ነው፡ ቀኝህን አድርግ ላይ ራሱ፡፡ እና አልፈለገም፡ ነገር ግን  
አለ፡ አውቃለሁ ልጄ፡ አውቃለሁ፡ እና ይህም ወደ ሕዝብ ይሆናል፡ እና  
ይህም ይከበራል፤ ነገር ግን ታናሹ ወንድሙ ከእርሱ የበለጠ ታላቅ  
ይሆናል፡ እና ዘሩ ወደ የአሕዛብ ብዛት ይሆናል፡፡ ወባረኮ፡አሙንቱ፡  
በደአቲ፡ዕለተ፡አንዘ፡ይብል፡በክሙ፡ይተባረክ፡አስራኤል፡አንዘ፡ይብሉ፡  
ይገባረክ፡አምላክ፡ከሙ፡ኤፍሬም፡ወከሙ፡ምናሴ፡ወወደዮ፡ለኤፍሬም፡  
ቅድመ፡ምናሴ፡፡ ይላል ግን አስራኤል ለኖሴፍ፡ እነሆ እኔ አሞታለሁ፡ እና  
አግዚአብሔር ከአናንተ ጋር ይሆናል፡ እናም አናንተን ወደ አባቶቻቸሁ  
ምድር ይመልሳቸዋል፡፡ አነ ደግሞ ሲኬምን ከወንድሞቻህ በላይ ልዩ  
አድርጌ እሰጥሃለሁ፡ እሷም ከአሞራውያን እጅ በሰይፌና በቀስተዬ  
የወሰድኋት ናት፡፡

ያዕቆብ ግን ወንዶቹን ጠራ እና ወደእነርሱ አለ፡ ተሰብሰቡ  
እንዲሆን እነግራቸዋልሁ ምን እንደሚገጥማቸሁ በመጨረሻዎቹ  
ቀናት፡፡ ተሰብሰቡ እና ስሙኝ፡ የያዕቆብ ልጆቹ፡ አስራኤል ስሙ፡፡

የአባታቸውን ስሙ። ርኩቤን መጀመሪያ የተወለደ ልጅ፤ አንተ ኃይሌ ነህ፤ እና የልጆቹ መጀመሪያ፤ ለመሸከም ከባድ ነህ፤ እና ከባድ ራስ ወዳድ ነህ። ተንኮል አድርገሃል እንደ ውሃ፤ አትፍላ፤ ወደ አባትህ አልጋ ወጣህ ምክንያቱም፤ ያን ጊዜ አረከሰህ የመኝታ ቦታውን የወጣህበትን። ስምዖን እና ሌዊ ወንድማማቾች የእነርሱን ምርጫ ኢፍትሐ አጠናቀቁ። ወደ ምክራቸው ነፍሴ አትግባ፤ እና በግንባታቸው ጉበቴ አይጣላ፤ ምክንያቱም በቁጣቸው ሰዎችን ገደሉ፤ እና በምኞታቸው በጌን አጨበጨቡ። ርጉም ቁጣቸው፤ ምክንያቱም ራስ ወዳድ ነው፤ እና ቁጣቸው፤ ምክንያቱም ተጠንክሯል፤ አከፋፍላቸው በያዕቆብ፤ እና እበትናቸው በእስራኤል። ይሁዳ፤ ወንድሞቹህ አንተን አወደሱ፤ እጆቹህ የጠላቶቹህ ጂርባ ላይ ናቸው፤ የአባትህ ልጆች ለአንተ ደሰግዳሉ። ግልገል አንበሳ ነህ ይሁዳ፤ ከቡቃያ ልጅ ወጣህ፤ ተደግፈህ ተኛህ እንደ አንበሳና እንደ ግልገል፤ ማን ያነሣዋል? መሪ ከይሁዳ አይጠፋም፤ እና መሪ ከመሐረባቸው፤ እስከ የተቀመጡት ለእርሱ እስኪመጡ፤ እና እርሱ የአሐዛብ ተስፋ ነው። ግልገሉን ወደ ወይን መሬት ያስራል፤ እና የአህያውን ግልገል ለወይን ተክል ግንድ ያስራል፤ ልብሱን በወይን ይታጠባል፤ እና ሽፋኑን በወይን ፍሬ ደም ይታጠባል። ደማቅ አይኖቹ ከወይን፤ እና ነጭ ጥርሶቹ ከወተት። ዘቡሎን በባሕር ዳርቻ ይኖራል፤ እርሱም በመርከቦች ወደብ ዳር ይሆናል፤ እና እስከ ሲዶን ድረስ ይዘረጋል። ኢሳኮር መልካሙን ተመኘ፤ በአጣዎቹ መካከል እያረፈ። ወርእዮ ዘእረፍት ከመ ሠናይት ወዘምድር ከመ ሰብዕት፤ አንበረ መትከፍቶ ውስተ ምትካህ፤ ወኮነ ብእሲ ሐራሲ። ዳን ሐዝቡን ይፈርዳል፤ አንደ አንድ ነገድ በእስራኤል። ወይኩን ዳን አባብ ዲበ መንገድ፤ ዘይነብር ዲበ ሰሪት፤ ዘይነክስ ተረከዝተ ፈረስ፤ ወይወድቅ ፈራሲ ውስተ ድሳረ። የጉደታን መድኃኒት እየተጠበቀ። ጋድ፤ ወራሪ ጦር ይወራል፤ እሱ ግን ይከታተላቸው በእግሮቻቸው። አሴር፤ ዳቦው ወፍራም ነው፤ እና እርሱ ለገዥዎች ቅንጦት ይሰጣል። ንፍታሊ የተለቀቀ ግንድ ነው፤ በዘሩ ውስጥ ውበትን የሚሰጥ። ልጅ ያደገ ኖሴፍ፤ ልጅ ያደገ የሚቀናበት፤ ልጅ ትንሹ፤ ወደ እኔ ተመለስ። ወደ እሱ እየተማከሩ አንቋሽሹት፤ እና የቀስቶች ጌቶች ጥላቻ ይዘውለት። ወተሰብረ በሳይል መላግዕቲሆሙ፤ ወተፈትሐ ሥናሴ መዝራዕተ እዴሆሙ በእደ ገባሬ ያዕቆብ፤ እምህየ ዘአጽገዐ እስራኤልሃ እምሳብ እግዚአብሔር ከቡከ። እና

የእኔ እግዚአብሔር ረዳህ፤ እና ባረከህ በረከተ ሰማይ ከላይ፤ እና በረከተ ምድር ሁሉን የያዘኸ፤ በበረከተ ጡቶች እና ማህፀን። በረከተ አባትህና እናትህ ተሸንፏል ከበረከተ ተራሮች ዘለዓለማዊ፤ እና ከበረከቶች ኮረብታዎች ዘለዓለማዊ፤ ይሆናሉ በራስ ጥሴፍ፤ እና በጫፍ ዘቆጠረ ወንድሞች። ቤንያም ተኩላ ዘራጌ ነው፤ በጠዋት ገና ይበላል፤ እና ወደ ምሽት ምግብ ይሰጣል። እነዚህ ሁሉ የያዕቆብ ወንዶች አሥራ ሁለት ናቸው፤ እና እነዚህን አባታቸው ላቸው ተናገረ፤ እና እያንዳንዳቸውን እንደ በረከቱ ባረካቸው። ወይላቸው አለ፤ እኔ ወደ የእኔ ሕዝብ እጨመራለሁ፤ ከአባቶቼ ጋር በዋሻ ቅበረኝ፤ እሱም በኤፍሮን ሔታዊ ሜዳ ነው። በድርብ ዋሻ ፣ ከማምሬ ተቃራኒ ፣ በከናኦን ምድር ፣ አብርሃም ዋሻውን ከሔታዊው ኤፍሮን በመቃብር ይዞታ የገዛው ። እዚያ አብርሃምንና ሚስቱን ሳራን ቀበሩ፤ እዚያ ይስሐቅንና ሚስቱን ርብቃን ቀበሩ፤ እዚያ ልያንን ቀበሩ። በይዞታ የሚዳው እና የዋሻው የሆነ በእሱ፤ ከልጆቹ ኬት። ወአረፈ፡ ያዕቆብ፡ እንዘ፡ ይኤዝዝ፡ ለውሉዱ፡ ወአልዐለ፡ አገሪሁ፡ ላዕለ፡ ዐራቱ፡ ወተሠጥወ፡ ወተወስከ፡ ኅብ፡ ሕዝቡ።

50

ወወደቀ ጥሴፍ ላይ ፊት አባቱ አለቀሰበት፤ እና ሳመው። ወአዘዘ፡ ጥሴፍ፡ለደቂቁ፡እሙንቴ፡አቅብራን፡ከመ፡ያቅብሩ፡አባሁ፡ወአቀብርዎ፡ እሙንቴ፡አቅብራን፡ለእስራኤል። ወመልኩ ሎቱ አርብዓ መዋዕለ፤ እስመ ከመዝ ይኬለሉ መዋዕለ ቀብር፤ ወአሐዘነቶ ግብጽ ሰብዓ መዋዕለ። ከዚያም የሐዘን ቀናት ካለፉ በኋላ፤ ጥሴፍ ወደ ፈርዖን አለቆች ተናገረ እያለ፤ ከፊታቸው ጸጋ ካገኘሁ፤ ስለ እኔ ወደ ፈርዖን ጆሮዎች ተናገሩ እያላቸሁ፤ አባቴ አስማማኝ እያለ፤ በመቃብር ለራሴ በከነዓን ምድር የቆፈርኩት፤ እዚያ ትቀብረኛለህ፤ አሁን ስለዚህ ወጥቼ አባቴን እቀብራለሁ፤ እና እመለሳለሁ። ወይቤ፡ፈርዖን፡ለጥሴፍ፡ዕረግ፡ቅብር፡ አባከ፡በከመ፡አምሐለከ። ወዐርገ ጥሴፍ ከመ ይቅብር አባሁ፤ ወዐርገ ምስሌሁ ኩሉ ደቂቀ ፈርዖን ወሊቃናተ ቤቱ ወኩሉ ሊቃናተ ምድረ ግብጽ። ወኩሉ ቤተ ጥሴፅ ወእጉቱ ወኩሉ ቤተ አቡሁ ወዘመዱ ወአባግዕ ወአብዕልት ኅዲጉ በምድረ ኃሴም። እና ከእርሱ ጋር ሰረገሎቹና ፈረሰኞች አብረው ወጡ፤ እና ካምፑ በጣም ታላቅ ሆነ። እና ወደ አታድ

እርሻ መጡ፤ እሱም ከኖርዳኖስ ማዶ ነው፤ እና በጣም ታላቅና ጠንካራ  
ሀዘን አዘኑለት፤ እና ለአባቱ ሰባት ቀናት ሀዘን አደረገ። ወርአዩ እሙንቱ  
ነባብት ዘምድረ ከናህን ውኃቱ ሐዘን ውስተ ጽንተ አጣደ፤ ወይቤሉ፡  
ሐዘን በቢይ ዝንቱ ውኃቱ ለግብጽ። በእንተ ዝንቱ ጸውዐ ስሞ ሐዘነ  
ግብጽ፤ ዘውኃቱ ማዕዶተ ኖርዳኖስ። ወአደረገ ለእግዚአብሔር እንደዚህ  
እነ ደቂቁ። ወአንሡ ደቂቁ ውስተ ምድረ ከናህን፤ ወቀበርዎ ውስተ  
ዐፀዲ ክፍል ዘአጥረየ አብርሃም ዐፀዲ በአጥሮት መቃብር እምኤፍሮን  
ዘኬጤዊ ቅድመ ማምብራ። እና ኖሴፍ ወደ ግብጽ ተመለሰ፤ እርሱና  
ወንድሞቹ፤ እንዲሁም አባታቸውን ለመቅበር ከእርሱ ጋር የሄዱት።

ካዩ ግን እሳዋነ ኖሴፍ፤ አባታቸው ሞቶ፤ አሉ፡ ኖሴፍ ምናልባት  
ክፋትን ለእኛ ያስታውሰ። እና ሁሉንም እኩይ ነገሮቹ ምን ለእርሱ አሳዩን  
ለእኛ ይመልስ። ወመጸኢሙ ጎበ ኖሴፍ ይቤልዎ፡ አቡከ አምሐላ ቅድመ  
ሞቱ እንዘ ይብል፤ በዚህ ትሉ ኖሴፍ፡ ይቅር በላቸው ላቸው ኣበሳቸውን  
እና ኃጢአታቸውን፤ ኪ ክፉ ለአንተ አሳዩ፤ እና አሁን ተቀበል ኣበሳን  
የአገልጋዮቹ የእግዚአብሔር የአባታህ። እና አለቀሰ ኖሴፍ እየተናገሩ  
ኪያቸው ወደ እርሱ። እና ወደ እርሱ መጥተው እንዲህ አሉ፡ እኛ የአንተ  
አገልጋዮቹ እንደሆንን ያውቃል። ወአመ፡ ሎሙ፡ ኖሴፍ፡ ኢተፍርሁ፡  
እስመ፡ ዘእግዚአብሔር፡ አነ፡ እኩን። አንቶ በላዬ ክፉን አሰባቸሁ፤ እርሱ  
ግን አምላክ ስለኔ መልካምን አሰበ፤ እንደ ዛሬ እንዲሆን፤ እና ብዙ  
ሐዝብ ይመገብ። ወይላቸው አለ፤ አትፍሩ፤ እኔ እመግባቸኋለሁ  
እናንተንና ቤቶቻችሁን፤ እና አጽናናቸው፤ እና ወደ ልባቸው ተናገረ። እና  
ኖሴፍ በግብጽ ነበረ፤ እርሱና ወንድሞቹ፤ እንዲሁም የአባቱ ቤተሰብ  
ሁሉ፤ ኖሴፍም መቶ አስር ዓመት ኖረ። ወርአዩ፡ ኖሴፍ፡ ውሉደ፡ ኤፍሬም፡  
እስከ፡ ሣልስት፡ ትውልድ፡ ወደቂቀ፡ ማኪር፡ ወልደ፡ ምናሴ፡ ተወልዱ፡  
ላዕለ፡ አብራክ፡ ኖሴፍ። እና ኖሴፍ ለወንድሞቹ አለ እያለ፡ እኔ እሞታለሁ፤  
ግን በግብጽ ት እግዚአብሔር እናንተን ይግባኛል፤ እና እናንተን ከዚህ ቸ  
ምድር ወደ ምድር ያወጣል፤ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን አብርሃም፤  
ደስሐቅ እና ያዕቆብ የተማለላት። ወአምሐላ ኖሴፍ ለደቂቀ እስራኤል  
እንዘ ይብል፡ በትዕይንት እንተ ይትዔዩኖሙ እግዚአብሔር ለክሙ፡  
ታዐርጉ አዕጽምትየ እምዝየ ምስሌክሙ። ወሞተ፡ ኖሴፍ፡ መቶ፡  
ወዐሥር፡ ዓመት፡ ወቀበርዎ፡ ወወደይዎ፡ ውስተ፡ ታቦት፡ በግብጽ።

# ዘጸአት

1

እነዚህ ሰሞቹ የእስራኤል ልጆች ናቸው፤ እነዚያም ከአባታቸው ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡ፤ እያንዳንዱ ከሁሉ ቤተሰቡ ጋር ገብተዋል። ርዑቤን፣ ሰምዖን፣ ሌዊ፣ ደሁዳ፣ ኢሳካር፣ ዘቡሎን፣ ቤንያም፣ ዳን፣ እና ነፍታሊ፣ ጋድ፣ እና አሴር። ዮሴፍ ግን በግብፅ ነበረ፤ ከያዕቆብ የወጡት ሁሉ ነፍሳት ሰባ አምስት ነበሩ። ዮሴፍ ሞተ፤ እና ሁሉም ወንድሞቹ፣ እና ያ ትውልድ ሁሉ። ግን የእስራኤል ልጆች አደገ፣ ተባዙ፣ በብዛት ሆኑ፣ እና በጣም በጣም ጠንከሩ፤ መሬቱም እነርሱን አበዛቻቸው። ተነሣ ግን ሌላ ንጉሥ በግብጽ ላይ፣ ዘያውቅ ለዮሴፍ። ለሐዘቡ እንዲህ አለ፡ እነሆ የእስራኤል ልጆች ዘር ታላቅ ብዛት ነው፤ እናም ከእኛ ይልቅ ጠንካራ ነው። ና እንግዲህ በብልሃት እንገዛቸው፤ ምናልባት ደበዛሉ፣ እና መቼ ቢሆን ጦርነት ሲደርስብን፣ እነርሱም ከጠላቶቻችን ጋር ይጨመራሉ፤ እና እኛን ተዋግተው፤ ከምድራቱ ይወጣሉ። እና ላቸው የሥራ ሹማምንትን አቆመ፤ በሥራዎቻችን እንዲያሰቃዩአቸው። እና ለፈርዖን ጽኑ ከተሞቻችን ሠሩ፤ ፔደቶንና ራሜሴስንና ምንን፣ እርሷም የፀሐይ ከተማ ናት። ግን እንደ እነርሱን ሲያዋርዷቸው፣ በዚያ ያህል ብዙ ሆኑ፣ እና በጣም በጣም ጠንከሩ፤ እናም ግብፃውያን ከእስራኤል ልጆች ጸደቁቸው። ወአጨቋቀጡ ግብጻውያን ለደቂቀ እስራኤል በኅይል። እና የእነርሱን ሕይወት በከባድ ስራዎቻችን በጭቃ እና በጡብ ስራ፣ እንዲሁም በእርሻ ውስጥ ባሉ ሁሉም ስራዎቻችን እያሳዘኑ፣ በሁሉም እነዚህን በኃይል ባሰሯቸው ስራዎቻችን።

ወአመረ፡ ንጉሠ፡ ግብጽ፡ ለአማሕፀንተ፡ ዕብራውያን፡ ለአሐቲ፡ አማንቱ፡ ስማ፡ ሴጵራ፡ ወለካልአቲሰ፡ ስማ፡ ፉዋ። እና አለ፡ መቼም ትወልዱ ለእብራውያን፣ እና ይኸኑ ለመውለድ፣ እንተ እንግዲህ ተባዕት ይኸውን፣ ግደሉት፣ እንተ ግን አንስት፣ አድላኑት። ነገር ግን እነዚያ አዋላጆቻችን እግዚአብሔርን ፈሩ፣ እና የግብጽ ንጉሥ እንደ አዘዛቸው አላደረጉም፤ እና እነዚያ ወንዶቻችን አኖሯቸው። ንጉሠ ግብጽ ግን አዋላጆቹን ጠራ፤ እና እንዲህ አላቸው፡ ይህን ነገር ስለ አደረጋችሁ

ምንድን ነው፤ እና ወንዶቹን አሐዳኛቸው? ነገር ግን አዋላጆቹ ለፈርዖን እንዲህ አሉት፤ ዕብራውያን ሴቶቹ እንደ ግብፅ ሴቶቹ አይደሉም፤ አዋላጆቹ ወደ እነርሱ ከመግባታቸው በፊት ይወልዳሉና፤ እና ወለዱ። እግዚአብሔር ለአዋላጆቹ ጥሩ አደረገላቸው፤ እና ሕዝቡ በዛ፤ እና በጣም ጠንከረ። ስለዚህ አዋላጆቹ እግዚአብሔርን ስለፈሩ፤ ለራሳቸው ቤቶቻቸውን ሠራላቸው። ፈርዖን ግን ለሁሉ ሕዝቡ አዘዘ እንዲህ ብሎ፤ ለዕብራውያን የሚወለድ ሁሉ ወንድ ወደ ወንዙ ጣሉት፤ ሁሉ ሴት ግን አሐዳኝት።

2

ከሌዊ ነገድ አንድ ሰው ነበረ፤ እርሱም ከሌዊ ሴቶቹ አንዲትን ወሰደ። እና በማሳፀግ ወሰዷቸው፤ ወንድ ወለደቸው፤ ባዮት ግን ቆንጆ ስለነበረ፤ ለሦስት ወራት ደበቁት። ስለዚህ ግን ገና መደበቀ አይቸሉም ነበር፤ እናቱ ለእሱ ቅርጫት ወሰደች፤ እና በአስፋልት ዘይት ቀባቸው፤ እና ሕፃኑን ወደ እሷ አስገባቸው፤ እና ከወንዙ አጠገብ ባለው ረግረግ ውስጥ አስቀመጠች። ወትመልከት፤ አሳቱ፤ እምርሑቅ፤ ለታእምር፤ ምንተ፤ ዘይከውን፤ ሎቱ።

የፈርዖን ሴት ልጅ በወንዙ ላይ ለመታጠብ ወረደች፤ የእርሷም ሴት አገልጋዮቹ በወንዙ አጠገብ ይመለሱ ነበር፤ እና ቅርጫቱን በረግረግ ውስጥ ባዮቹ፤ ሴት አገልጋይዋን ላከች፤ እና አነሳቸው። ከፈተኛ እና ልጅ በቅርጫቱ ውስጥ አያለቀሰ ታዮች፤ የፈርዖን ሴት ልጅም አዳነችው፤ እና አለች፤ ይህ ከዕብራውያን ልጆቹ ነው። እና እህቱ ለፈርዖን ሴት ልጅ አለች፤ ተፈልጋለሽ ከዕብራውያን አጥቢ ሴት አጠራልሽ፤ እና ሕፃኑን ለሽ ታጠባለች? ወ ግን አለች የፈርዖን ሴት ልጅ፤ ሂጁ። መጥታ ግን ወጣት ሴት ጠራች የልጁን እናት። ሴት ልጅ ፈርዖን ወደ እሷ ተናገረች፤ ይህን ህፃን ለእኔ አስቀምጭ እና ለእኔ አጥቢው፤ እኔ ደመወዝህን እሰጥሻለሁ። ሴትኖህ ህፃኑን ወሰደች እና አጥባቸው። ልጁ ታድጎ አመጣቸው ወደ የፈርዖን ሴት ልጅ እና ለእርሷ ልጅ ሆነ። ስሙን ሙሴ ብላ ሰየመችው አያለች፤ ከውሃ አወጣሁት።

ሆነ ግን በእነዚያ ብዙ ቀናት ሙሴ ታላቅ ሆኖ ወደ ወንድሞቹ የእስራኤል ልጆች ወጣ፤ ድካማቸውን ተመልክቶ ግን አንድ ግብፃዊ ሰው አንድን ዕብራዊን እየመታ ያያል፤ ከራሱ ወንድሞቹ ከእስራኤል ልጆች። ከዙሪያው ተመልክቶ ግን እዚህና እዚህ ማንንም አላየም፤ እና ግብፃዊውን መትቶ በአሸዋው ውስጥ ደበቀው። ወጥቶ ግን በሁለተኛው ቀን፣ ሁለት አብራውያን ሰዎች እየተጣሉ ያያል፤ እና ለበደል ለሚያደርገው ደላል፤ ለምን አንተ ኃረቤትህን ትመታለህ? ይህ ግን አለ፤ ማን አንተን አለቃና ፈራጅ በእኛ ላይ ሾመህ? እኔን ለመግደል አንተ ትፈልጋለህ እንዴት? ትናንት ግብፃዊውን እንደገደልከው? ሙሴ ግን ፈራ፤ እናም አለ፤ ከሆነ እንዲህ ይህ ቃል ግልጽ ሆኗል። ፈርዖን ግን ይህን ቃል ሰማ እና ሙሴን ለመግደል ፈለገ። ሙሴ ግን ከፈርዖን ፊት ተመለስ እና በምድያም ምድር ኖረ፤ ወደ ምድያም ምድር ቢመጣ ግን በጉድጓዱ ላይ ተቀመጠ። ለምድያም፡-ካህን፡-ሰባት፡-ሴቶች፡-ነበሩት፡-እነርሱም፡-የአባታቸው፡-ዮቶር፡-በጎቸን፡-እየረዱ፡-ነበር።።መጥተው፡-ደግሞ፡-ውሃ፡-ቀዳ፡-አስከ። ማጠጫዎቹን፡-አስኪሞሉ፡-ድረሱ፡-የአባታቸው፡-ዮቶር፡-በጎቸን፡-ለማጠጣት፡-ቀርበው ግን አረኞቹ ያስወጡአቸው ነበር፤ ሙሴ ተነስቶ አዳናቸው፤ እና ውሃ ቀዳላቸው፤ እና በጎቻቸውን አጠጣ። ወደ አባታቸው ራጉኤል መጠ፤ እሱም እነርሱን አለ፤ ዛሬ ለምን አፋጠናቸው መምጣት? እነርሱም አሉ፤ ሰው ግብፃዊ አዳነን ከአረኞቹ፤ እና ቀዳ ለእኛ፤ እና አጠጣ በጎቻችንን። እርሱ ግን ለሴት ልጆቹ አለ፤ እና የት ነው? እና ለምን ትታቸዷል ያንን ሰው? ጥሩት ስለዚህ እርሱን፤ ዳቦ እንዲበላ። ሙሴ ግን ከዚያ ሰው ጋር ተቀመጠ ፤ እና ሴጶራን የእርሱን ሴት ልጅ ለሙሴ ሚስት ሰጠው ። በማሳፀን ወወሰዷት ሴቲቲ ወወለዷት ወልድ፤ ወሰመየ ሙሴ ስሙ ጊርሳም እንደ ደብል፤ እስመ መጻኢ አነ በምድር ባዕድ። ከእነዚያ ብዙ ቀናት በኋላ፣ የግብጽ ንጉሥ ሞተ፤ እና የእስራኤል ልጆች ከስራዎቹ አነቁ፤ እና ጮኹ፤ እና ጩኸታቸው ከስራዎቹ ወደ አምላክ ወጣ። ወሰምዐ እግዚአብሔር ቃለ ሰቆቃዊሆሙ፤ ወዘከረ እግዚአብሔር ኪዳድ ዘገበረ ምስለ አብርሃም ወደስሐቅ ወያዕቆብ። ወርእዮሙ፤ እግዚአብሔር፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወተከወቀ፡ ሎሙ።

ወሙሴ ነበረ እናሰረዐ በጎቹን የኖቶር አማቱ የካህኑ ምድያም፤  
ወመራ በጎቹን ወደ ምድረ በዳው፤ ወመጣ ወደ ተራራው ከራብ።  
ተመለከተለት ግን መልአክ እግዚአብሔር በእሳተ ነበልባል ከቁጥቋጦው  
፤ እና ያያል ቁጥቋጦው በእሳተ እንደሚቃጠል ፤ ነገር ግን ቁጥቋጦው  
አልተቃጠለም ። ሙሴም፡ አልፎ እመለከታለሁ ደህን ታላቅ እይታ፤  
ምክንያቱም ቁጥቋጦው አይቃጠልም አለ። እንደ እግዚአብሔር ሲያይ  
ለማየት እንደሚቀርብ፤ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦው ጠራው እያለ፤  
ሙሴ፡ ሙሴ፤ እሱም አለ፤ ምን ነው? ሆኖም እርሱ አለ፤ እዚህ አትቅረብ፤  
ጫማህን ከእግሮቼህ ፍታ፤ ምክንያቱም አንተ የቆምከበት ቦታ ቅድስት  
መሬት ናት። ወይቤ፡ አነ፡ እኩን፡ አምላክ፡ አቡከ፡ አምላክ፡ አብርሃም፡  
ወአምላክ፡ ደስሐቅ፡ ወአምላክ፡ ያዕቆብ። ወአግብክ፡ ሙሴ፡ ገጽ፡ እስመ፡  
ፈርሀ፡ ለአንጻር፡ ቅድመ፡ አምላክ። አለ እንከ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፡  
አይቼ አየሁ ውርደትን የሐዘቤ የሚገኘውን በግብጽ፤ እና  
የጩኸታቸውን ሰምቻለሁ ከሥራ ገዳዮቹ፤ አውቃለሁ የሥቃያቸውን።  
እና ወረድኩ እነርሱን ከግብጻውያን እጅ ለማውጣት፤ እና እነርሱን ከዚያ  
ምድር ለማውጣት፤ እና እነርሱን ወደ ጥሩና ሰፊ ምድር ለማስገባት፤ ወደ  
ወተትና ማር የምትፈስ ምድር፤ ወደ የከነዓናውያን፤ የኬጣውያን፤  
የአሞራውያን፤ የፌራዛውያን፤ የጌርጊሳውያን፤ የኤዋውያን፤ እና  
የኢያቡሳውያን ቦታ። እና አሁን እነሆ የእስራኤል ልጆቹ ጩኸት ወደ እኔ  
መጥቷል፤ እና እኔም ግብጻውያን የሚያሰቃዩባቸውን መከራ  
ተመልክቻለሁ። እና አሁን ና፤ ወደ ፈርዖን የግብጽ ንጉሥ እልክሃለሁ፤ እና  
የእኔን ሐዘብ የእስራኤልን ልጆቹ ከግብጽ ምድር ታወጣለሁ።

ወይቤ፡ሙሴ፡ኅብ፡እግዚአብሔር፡መኑ፡አነ፡እስመ፡አሑር፡ኅብ፡ፈርዖን፡  
ንጉሠ፡ግብጽ፡ወእስመ፡አውጽ፡እውሉ፡ደ፡እስራኤል፡እምድረ፡ግብጽ። አለ  
ግን አምላክ ለሙሴ እያለ፡ ከአንተ ጋር አሆናለሁ፤ እና ደህ ለአንተ ምልክት  
ነው፤ እኔ አንተን እልካለሁ፤ የእኔን ህዝብ ከግብጽ በማውጣትህ፤ እና  
በዚህ ተራራ ላይ አምላክን ታገለግላለሁ። ወይቤ ሙሴ ኅብ  
እግዚአብሔር፡ ናሁ አነ እውጽክ ኅብ ደቂቀ እስራኤል፡ ወአብል ኅቤሆሙ፡  
እግዚአብሔር አብዊነ ፈነወኒ ኅቤክሙ፡ ደስአሉኒ፡ ምንት ስሙ ሎቱ፤  
ምንት አብል ኅቤሆሙ። እና አምላክ ወደ ሙሴ እያለ አለ፤ እኔ ያለሁ ነኝ  
እና አለ፤ እንደዚህ ለእስራኤል ልጆቹ ተላለህ፤ ያለው እኔን ወደ እናንተ

ላከኝ። ወይቤሎ እግዚአብሔር ካዕበ ኅበ ሙሴ፡ ከመዝ ትብል ለደቂቀ እስራኤል፡ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ፡ አምላክ አብርሃም፡ ወአምላክ እስራኤል፡ ወአምላክ ያዕቆብ፡ ፈነወኒ ኅቤክሙ፡ ዝንቱ ውእቱ ስምዓ ለዓለም፡ ወመዝካር ትውልድ ለትውልድ። መጥተህ እንግዲህ የእስራኤልን ልጆቹ የሸማግሌዎቹ ምክር ቤት ሰብስብ፡ እና ወደ እነርሱ ትላለህ፡ የአባቶቻችን አምላክ ጌታ ለእኔ ታየኝ፡ የአብርሃም አምላክ፡ የደስሐቅ አምላክ፡ እና የያዕቆብ አምላክ፡ እያለ፡ በመጎብኘት እናንተን ጎብኝቻችኋለሁ፡ እና በግብጽ ለእናንተ የተከሰተውን ሁሉ። እናም እንዲህ አለ፡ እናንተን ከግብጻውያን መከራ አወጣችኋለሁ ወደ ከናውያን፡ ኬጣውያን፡ አሞራውያን፡ ፊሊስቲን፡ ጌርጌሳውያን፡ ኤዋውያን እና ኢያቡሳውያን ምድር፡ ወደ ወተትና ማር ወደምትፈስስ ምድር። ወይሰምዑ ቃለከ፤ ወትበውእ አንተ ወምክረ ሸማግሌ እስራኤል ኅበ ፈርዖን ንጉሠ ግብጽ፤ ወትብሎ፡ አምላክ ዕብራውያን ጸውዓነ፤ ንሑር እንከ መንገድ ሠለስቱ መዋዕል ውስተ ገዳም፤ ከመ ንሥውዕ ለአምላክነ። እኔ ግን አውቃለሁ ምክንያቱም ፈርዖን የግብጽ ንጉሥ እናንተን በኃያል እጅ ካልሆነ በስተቀር ሊሄዱ አይለቅቃችኋልም። ወአዘርጊሁ፡ እደዳ፡ አመቅሑ፡ ለግብጽያን፡ በኩሉ፡ መንክራትና፡ እለ፡ እጉብር፡ ላዕሌሆሙ፡ ወአምድላረ፡ ዝንቱ፡ ደፌኑ ወክሙ። እናም ለዚህ ህዝብ ከግብጻውያን በፊት ሲልን እሰጣለሁ፡ ግን መቼ ስትሄዱ ባጾ አትሄዱም። ግን ሴት ከጎረቤቷ እና ከቤት ተቀማጭዋ የብር ዕቃዎችን፡ የወርቅ ዕቃዎችን እና ልብስን ትጠይቃለች፤ እናንተም በወንድ ልጆቻችሁ እና በሴት ልጆቻችሁ ላይ ታደርጓቸዋላችሁ፤ ግብጻውያንንም ታዘምታላችሁ።

4

ሙሴ መለሰ እና አለ፡ ከ አያምኑኝ ወይም የድምፁን አያዳምጡ፡ ምክንያቱም ደላሉ፡ እግዚአብሔር ለአንተ አልታየህም፡ ወደ እነርሱ ምን እላለሁ፡ ጎደታ ግን አለው፡ ደህ በእጅህ ያለው ምንድን ነው? እርሱም አለ፡ በትር ነው። ወይቤ፡ ውደይ፡ ኪያሃ፡ ላዕለ፡ ምድር፡ ወወደያ፡ ኪያሃ፡ ላዕለ፡ ምድር፡ ወኮነት፡ አባብ፡ ወጎዳ፡ ሙሴ፡ አምኔሃ። እና ጎደታ ወደ ሙሴ አለ፡ እጅህን ዘርጋ እና ዘንቡን ያዝ። ስለዚህ እጁን ዘርግቶ ዘንቡን

ያዘ፤ እና በእጁ ውስጥ በትር ሆነ። ስለዚህ ያምኑህ፤ ምክንያቱም ታየህ  
እግዚአብሔር የአባቶቻቸው፤ እግዚአብሔር አብርሃም፤ እና  
እግዚአብሔር ደስሐቅ፤ እና እግዚአብሔር ያዕቆብ። ተናገረ ግን ለእርሱ  
እግዚአብሔር እንደገና፤ አስገባ እጅህን ወደ ሆድህ፤ እና አስገባ እጁን  
ወደ ሆዱ፤ እና አወጣ እጁን ከሆዱ፤ እና ሆነ እጁ እንደ በረዶ። እናም  
እንደገና አለ፤ እጅህን ወደ ሆድህ አስገባ፤ እናም እጁን ወደ ሆዱ አስገባ፤  
እናም ከሆዱ አወጣት፤ እናም እንደገና ወደ የሥጋዋ ቀለም ተመለሰች።  
ካልኝ ግን አይ ያምኑ ለአንተ፤ ወኪ ደሰምዎ ድምጽ ተአምረ መጀመሪያ፤  
ደአምኑ ለአንተ ድምጽ ተአምረ ሁለተኛ። ወይሆናል እንተ አኮ አምኑ  
ለአንተ በእልክቱ ክልኤቱ ተአምራት እሱ ወኪሰምዎ ለቃልከ፤ ትነሥእ  
እምሁትዱ ማይ ውክቱ ፈለግ ወትክዕው ላዕለ የብስ። ወይሆናል ውክቱ  
ማይ ዘትነሥእ እምሁትቱ ፈለግ ደም ላዕለ የብስ። ሙሴ ወደ  
እግዚአብሔር እንዲህ አለ፡ አለምንሃለሁ እግዚአብሔር፡ ከትናንት በፊት  
ወይም ከሦስተኛው ቀን በፊት በቂ አይደለሁም፡ ወይም ከአገልጋይህ ጋር  
መናገር ከጀመርክበት ጊዜ ጀምሮ፡ ደካማ ድምፅ ያለኝ እና ዘገየ ምላስ  
ያለኝ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አለው፡ ለሰው አፍ  
የሰጠው ማን ነው? ደንቆሮን፡ ዲፍን፡ ዐይነ ብርሃንን እና ዕውርን  
ያደረገው ማን ነው? እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን? እና አሁን ሂድ፤  
እኔም አፍህን እከፍታለሁ፤ እናም ሊናገር የምትሆነውን አማርሃለሁ።  
ወአለ፡ ሙሴ፡ አለምንከ፡ እግዚአ፡ ሾም፡ ሌላ፡ የሚቸለ፡ ዘትልክ። እና ጌታ  
በሙሴ ላይ በቁጣ ተቋጣ እና አለ፡ እነሆ አሮን ወንድምህ ሌዊ  
አይደለምን? እርሱ በእርግጥ ለአንተ እንደሚናገር አውቃለሁ፤ እና እነሆ  
እርሱ ለማግኘትህ ደወጣል፤ እና ሲያይህ በራሱ ደደሰታል። እና ወደ እርሱ  
ትላለህ፤ እና ቃላቴን ወደ አፉ ተሰጣለህ፤ እና እኔ አፍህን እና አፉን  
እከፍታለሁ፤ እናንተንም ምን እንደምታደርጉ አምራችኋለሁ። ወአሱ  
ለአንተ ወደ ሕዝቡ ደናገራል፤ ወአሱ የአንተ አፍ ይሆናል፤ አንተ ግን ለእሱ  
ወደ አምላክ ትሆናለህ። እናም ይህን ወደ እባብ የተለወጠውን ዘንጉ  
በእጅህ ትወስዳለህ፤ በእርሷም ምልክቶቹን ትሠራለህ።

ሙሴ ግን ሂደ፤ እና ወደ ዮቶር የሚሰት አባቱ ተመለሰ፤ እና ደላል፤  
እሄዳለሁ እና ወደ ወንድሞቼ በግብፅ የሚገኙ አመለሳለሁ፤ እና ገና  
ደኖራሱ ከሆነ አመለክታለሁ፤ እና ዮቶር ለሙሴ አለ፡ ጤንነት ባለህ ሂድ።

በኋላ ግን ከእነዚያ ብዙ ቀናት የግብፅ ንጉሥ ሞተ። እግዚአብሔር ለሙሴ በምድያም እንዲህ አለው፤ ሂድ፤ ወደ ግብጽ ውጣ፤ ነፍስህን የሚፈልጉ ሁሉ ሞተዋልና። ወክንሥክ ሙሴ ብእሲቶ ወውሉዶ፡ አዐርገ ሎሙ ዲበ እንስሳ፤ ወተመደጠ ውስተ ግብጽ። ወነሥክ ሙሴ በተረ እንተ አምኅበ እግዚአብሔር በእዱ። እግዚአብሔር ግን ወደ ሙሴ ተናገረ፤ አንተ ወደ ግብፅ በምትሄድበትና በምትመለስበት ጊዜ፤ በአጆቶህ የሰጠሁህን ሁሉንም ተከምራት ተመልከት፤ እነሱን በፈርዖን ፊት ታደርጋለህ፤ እኔ ግን ልቡን አጠነክራለሁ፤ እና ሕዝቡን አደልክም። አንተ ግን ለፈርዖን ትላለህ፤ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ አስራኤል የእኔ በኩር ልጅ ነው። አልኩህ ግን ህዝቤን ላክ እንዲሁም ሊያገለግሉኝ። ከሆነ በእርግጥ ስለዚህ እነርሱን ላክ ማውጣት አትፈልግ ከሆነ፤ ተመልከት ስለዚህ፤ እኔ የአንተን በኩር ልጅ አገድላለሁ። ሆነ ግን በመንገድ በማረፊያ ቦታ የጌታ መልክክ አገኘው እና እርሱን ለመግደል ፈለገ። እና ሴጶራ ድንጋይ ወስዳ የወልዲን ቁርጠት ሥጋ ገረዘቸ፤ እና ወደ እግሮቹ ወደቀቸ፤ እና አለቸ፤ የልጅ የግርዘት ደም ቆመ። እና ከእርሱ ሄደቸ፤ ምክንያቱም የልጅ የግርዘት ደም ቆመ አለቸ። እግዚአብሔር ግን ለአሮን አለው፤ ሂድ ሙሴን ለመገናኘት ወደ ምድረ በዳ፤ እና ሄደ፤ እና በእግዚአብሔር ተራራ አገኘው፤ እና እርስ በርሳቸው ሳሙ። ወአነገረ ሙሴ ለአሮን ኩሎ ቃላት እግዚአብሔር ዘፈነው ወኩሎ ቃላት ዘአዘዘ ሎቱ። ሙሴና አሮን ሄዱ፤ እናም የአስራኤል ልጆቶ የሸማግሌዎቻን ምክር ቤት ሰበሰቡ። እና አሮን ሁሉንም እነዚህን ቃላት ተናገረ፤ እነዚያም እግዚአብሔር ወደ ሙሴ የተናገራቸው ነበሩ፤ እና ምልክቶቹን በህዝቡ ፊት አደረገ። እና ሕዝቡ አመነ እና ተደሰተ፤ ምክንያቱም አምላክ የአስራኤልን ልጆቶ ጎበኘ፤ እና የእነርሱን መከራ ስለተመለከተ፤ ሕዝቡም ደፍቶ ሰገዱ።

5

ወበዚህም፡በኋላ፡ገቡ፡ሙሴ፡ወአሮን፡ወደ፡ፈርዖን፡ወደቤልዎ፡እንዘ፡  
 ዘንተ፡ደብል፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡አስራኤል፡ፈንወ፡ሕዝብየ፡ከመ፡  
 ደዕረግ፡ሊተ፡በምድረ፡በዳ፡ ወደቤ ፈርዖን፡ መኑ ውክቱ ዘአሰምዕ ለቃሉ  
 ከመ እፌኑ ውሉደ አስራኤል፡ ኢያአምር እግዚአብሔርሃ፡

ወለአስራኤልኒ ኢኤፌኑ። ወደብልዎ፡ አምላክ፡ ዕብራውያን፡ ጸውዐነ፡  
ንሑር፡ እንከ፡ መንገል፡ ሠለስቱ፡ መዋዕል፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ከመ፡ ንሥውዕ፡  
ለእግዚአብሔር፡ አምላክነ፡ ኢደገጥመነ፡ ሞት፡ ወደእቲ፡ ቅትለት።  
ወአመረ፡ ሎሙ፡ ንጉሠ፡ ግብጽ፡ ለምንት፡ ሙሴ፡ ወአሮን፡ ታስሐቱ፡  
ለሕዝብ፡ እምግብሮሙ። ሑሩ፡ ኩሉ፡ እንተክሙ፡ ኅበ፡ ግብሩ። ወደቤ፡  
ፈርዖን፡ ናሁ፡ ደእዜ፡ ብዙኅ፡ ሕዝብ፡ አይ፡ እንከ፡ ንሰጥም፡ ኪያሆሙ፡ አምነ፡  
ግብሮሙ። አዘዘ ግን ፈርዖን ለሕዝቡ ግፊት አስገዳጆቹ እና  
ለጸሐፊዎቹ እንዲህ ብሎ፡ ካይንደገና ትጨመሩ ለመስጠት ገለባ  
ለሕዝብ ወደ ግንባታ ጡብ እንደ ትናንት ወሦስተኛ ቀን፤ ነገር እነሱ  
ይሂዱ ወደሰብስቡ ለራሳቸው ገለባ። እናም በየቀኑ የሚሠሩትን የጡብ  
ስራ መጠን ላይ ትጭንባቸዋለህ፤ ምንም አትቀንስባቸው፤ ስለሆነም  
ስለዚህ ጮኹ እያሉ፡ እንነሳ እና ለአምላካችን እናስገብር። ሥራዎቹ  
የእነዚህ ሰዎች ደከብዱ፤ እና እነዚህን ደጩቅ፤ እና በባዶ ቃላት  
አይጨነቁ።

ሥራ አሳዳሪዎቹና ጸሐፍቱ እነርሱን ደገፋፉ ነበር፤ ወደ ሕዝቡም  
እንዲህ እያሉ ደናገሩ ነበር፤ ፈርዖን እንዲህ ይላል፡ ከእንግዲህ ገለባ  
አልሰጣቸውም። እናንተ ራሳችሁ እየሄዳችሁ ለራሳችሁ ገለባ ሰብስቡ፤  
ከየት ቢሆን ብታገኙት፤ ምክንያቱም ከእናንተ ስርዓት ምንም  
አይቀነስም። ወተበተነ ሕዝቡ በመላ ምድረ ግብጽ ለመሰብሰብ ገለባ  
ለገለባ። ግን ሥራ ገዳዮቹ እያሸቸሯቸው ነበር እያሉ፡ ፈጽሞ የሚገቡትን  
ሥራዎቹ በየቀኑ፤ እንደ መቼ ገለባው ለእናንተ ደሰጥ እንደነበረ። እናም  
ተገረፉ የአስራኤል ልጆች ዘር የጽሑፍ ሰዎች፡ በፈርዖን ተቆጣጣሪዎች  
በእነርሱ ላይ የተሾሙት፤ እያሉ፡ ለምን የእናንተን የጡብ ስራ አስተዋጽኦ  
እንደ ትናንት እና ከትናንት በፊት፤ እና እንደ ዛሬም አልፈጸማችሁም፤  
የአስራኤል ልጆች ጸሐፍት ገብተው ወደ ፈርዖን ጮኹ እንዲህ እያሉ፡  
ለምን አንተ ለአገልጋዮቻህ እንዲህ ታደርጋለህ? ገለባ ለአገልጋዮቻህ  
አይሰጥም፤ እና ጡብ እንድናሰራ ይላሉ፤ እናም እነሆ አገልጋዮቻህ  
ተገርፈዋል፤ ስለዚህ ለሕዝብህ በደል ታደርጋለህ። ወደቤሎሙ፡  
ትትዐገሱ፡ ዐገስተ፡ አንትሙ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡ ትብሉ፡ ንሑር፡ ንሥውዕ፡  
ለእግዚአብሔርነ። አሁን ስለዚህ ሄዳችሁ ስሩ፡ ገለባ አይሰጣችሁምና፤  
የጡብ ስራውን አደራጅታችሁ ትመልሳላችሁ። ጸሐፊዎቹ የአስራኤል

ልጆች አራሳቸውን በመከራ ውስጥ ይመለከቱ ነበር እያሉ፤ በቀኑ የሚገባውን የጡብ ስራ አትተዉም። ሙሴና አሮን ከፈርዖን ሲወጡ ለመገናኘት ሲመጡ ተገናኙ። ወይቤልዎሙ፡፡ ደርአይ፡አግዚአብሔር፡ክሙ፡ ወይኩንን፡እስመ፡አጸአፍከሙ፡ሪሐነ፡ቢጸ፡ፈርዖን፡ወቢጸ፡አግብርቲሁ፡ ሊሁብ፡ሰይፈ፡ውስተ፡እዴሁ፡ሊቅትለነ። ሙሴ ግን ወደ ጌታ ተመለሰ እና አለ፡ አለምንሃለሁ ጌታ፤ ለምን ይህን ህዝብ አሳደግከው፤ እና ለምን ልከኸኝ፤ ወእምዘ፡ ሑርኩ፡ ተባ፡ ፈርዖን፡ ለተናገር፡ በስምከ፡ አመከነ፡ ለዝንቱ፡ ሕዝብ፡ ወአኮ፡ አድኅንኮ፡ ለሕዝብከ።

6

እና ጎደታ ወደ ሙሴ አለ፡ አስቀድሞ ለፈርዖን የምሰራውን ታያለህ፤ ለእነርሱ በኃያል እጅ ይልካል፤ እና በከፍተኛ ክንድ ከምድሩ ያስወጣቸዋል። ተናገረ ግን አግዚአብሔር ወደ ሙሴ፡ እናም አለው ወደ እርሱ፡ እኔ አግዚአብሔር ነኝ። ወአስተርአይኩ ወደ አብርሃም ወይስሐቅ ወያዕቆብ፤ አምላኮሙ እንዘ፤ ወስምየ አግዚአብሔር ኢገለጽኩሎሙ። ወአቆምኩ ኪዳንየን ከእነርሱ ጋር፤ የከነዓናውያንን ምድር ለእነርሱ ለመስጠት፤ በውስጧ እንደ መጻተኞች የነበሩባትን ምድር፤ በውስጧም የተቀመጡባትን። ወአነሂ ሰማዕኩ ቃለ ሐዘኖሙ ለደቂቀ እስራኤል፤ እለ ግብጽ ያስተቀንዮ ሎሙ፤ ወተዘከርኩ ኪዳንክሙ። ሂድ፤ ለእስራኤል ልጆች አልኩ፡ እያልኩ፡ እኔ አግዚአብሔር ነኝ፤ እናንተን ከግብጻውያን ስልጣን አወጣለሁ፤ እናንተን ከባርነት አታድጋለሁ፤ እናንተን በከፍተኛ ክንድ እና በታላቅ ፍርድ እቤዛለሁ። ወአነሥአክሙ ለርእሰየ ሕዝብ ሊተ፤ ወእከውን ለክሙ አምላክ፤ ወታአምሩ እስመ አነ አግዚአብሔር አምላክክሙ ዘአውፀእኩክሙ እምነ ግፋዕ ዘግብጽ። እና እማስገባቸዳለሁ እናንተን ወደ ምድር፤ ወደ እኔ ዘረዘምኩ እጄን ለመስጠት እሷን ለአብርሃም እና ለይስሐቅ እና ለያዕቆብ፤ እና እሰጣቸዳለሁ ለእናንተ እሷን በርስት፤ እኔ አግዚአብሔር። ሙሴ ግን እንደዚህ ለእስራኤል ወንጆች ተናገረ፤ እና ከድካም እና ከከባድ ሥራዎች የተነሳ ለሙሴ አልሰሙም። አለ ግን ጎደታ ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ፤ ግባ፤ ከፈርዖን ከግብጽ ንጉሥ ጋር ተናገር፤ የእስራኤልን ልጆች ከምድሩ እንዲልክ። ሙሴ ግን በአግዚአብሔር ፊት ተናገረ እንዲህ ብሎ፡ እነሆ

የአስራኤል ልጆች አልሰሙኝም፤ ፈርዖን አንዴት ደሰማኛል? አኔ ግን ምክንያት የለሽ ነኝ። ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እና አሮን፣ እና አዘዘአቸው ወደ ፈርዖን ንጉሠ ግብጽ፣ እንዲያስወጣ ልጆቹ አስራኤልን ከምድረ ግብጽ።

እና እነዚህ የአነርሱ የቤተሰብ ቤቶች መሪዎች፣ የአስራኤል የመጀመሪያ ልጅ የሆነው የሮቤል ልጆች፣ ሄኖክ፣ እና ፋሉ፣ ሄዝሮን፣ እና ካርሚ፣ ደሀ የሮቤል ዘመድ ነው። ወወልዶሙ ለስምዖን ፣ የሙሴል ወያሚም ወአዎድ ወያኪን ወሳክር ወሳኩል ዘእምከናዓናዊት ፤ እሉ ቤተ አበው ለወልዱ ስምዖን ። ወእሉ አስማተ ደቂቀ ሌዊ በከመ ዘመዶሙ፣ ገድሶን፣ ቃዓት፣ ወመራሬ፣ ወዓመታተ ሕይወቱ ለሌዊ ምክት ወሰላሳ ወሰብዓ። ወእሉ ደቂቅ ገድሶን፣ ሎቤኔኪ ወሴሜኪ፣ ቤተ አበው ሎሙ። ወደቂቀ፣ ቃኦት፣ አምብራም፣ ወኪሳር፣ ኬብሮን፣ ወኦዜኤል። ወዓመታተ፣ ሕይወቱ፣ ለቃኦት፣ መቶ፣ ወሠላሳ፣ ወሠለስቱ፣ ዓመታተ። እና የመራሪ ወልዶች፣ ማህሊ እና ሙሺ። እነዚህ የሌዊ የአባቶች ቤቶች በዘመዶቻቸው ናቸው። እና አምብራን የአባቱን ወንድም ሴት ልጅ ኢዮካቤድን ለራሱ ሚስት አድርጎ ወሰደ፣ እና እርሷም አሮንንና ሙሴን እና አህታቸውን ማርያምን ወለደችለት። የአምብራም የሕይወት ዓመታት ደግሞ መቶ ሰላሳ ሁለት ዓመታት ነበሩ። ወደቂቁ፣ ለኪሳካር፣ ቆሬ፣ ወናፌቅ፣ ወዘክሪ። ወወልዶች ዑዝኤል፣ ሚሳኤል፣ ኤልሳፋን፣ ወሴግሬ። አሮን ደግሞ የአሚናዳብ ሴት ልጅ የኤልሳቤትን፣ የናዓሶን እሳትን፣ ለራሱ ሚስት ወሰደ፤ እርሷም ለእርሱ ናዳብን፣ አቢሁድን፣ ኤልዓዘርንና ኢታማርን ወለደችለት። ወልዶች ግን የቆሬ፣ አሴር፣ እና ኤልቃና፣ እና አብያሳር፤ እነዚህ ትውልዶች የቆሬ ናቸው። እና እልዓዘር የአሮን ልጅ ከፉጢኤል ሴቶች ለራሱ ሚስት ወሰደ፣ እና ለእርሱ ፊንሐስን ወለደችለት፣ እነዚህ የሌዊውያን የቤተሰብ መሪዎች እንደ ትውልዶቻቸው ናቸው። ደሀ አሮን እና ሙሴ ናቸው፣ እግዚአብሔር የአስራኤልን ልጆች በኃይላቸው ከግብጽ ምድር እንዲያወጡ ያላቸው። እነዚህ ናቸው እነዚያ ከፈርዖን የግብጽ ንጉሥ ጋር የተነጋገሩት፣ እና የአስራኤልን ልጆች ከግብጽ ምድር ያወጡት እሱ አሮን እና ሙሴ። በዘ፣ መዓልት፣ ተናገረ፣ እግዚአብሔር፣ ለሙሴ፣ በምድረ ግብጽ። እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ ተናገረ እንዲህ ብሎ፣ አኔ እግዚአብሔር ነኝ፤

ወደ ፈርዖን የግብጽ ንጉሥ ተናገር፤ እኔ ወደ አንተ የማለውን ሁሉ።  
ወይቤ-ሙሴ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ናሁ፡አነ፡ድካሙ፡ቃል፡እመሰል፡ወእፎ፡  
ደሰምዐኒ፡ፈርዖን።

7

ወይቤ፡እግዚአብሔር፡ኅብ፡ሙሴ፡እንዘ፡ደብል፡ናሁ፡ወሀብኩከ፡  
አምላክ፡ለፈርዖን፡ወአሮን፡ብጽሕክ፡ደከውን፡ነቢይክ። አንተ ግን ለእሱ  
ሁሉንም የማዘዝህን ታወራለህ፤ ወንድምህ አሮን ደግሞ ወደ ፈርዖን  
ደናገራል፤ የእስራኤልን ልጆች ከምድሩ እንዲልክ። እኔ ግን የፈርዖንን  
ልብ አደርቃለሁ፤ እናም ምልክቶቼንና ተአምራቴን በግብጽ ምድር  
አብዛለሁ። እና ፈርዖን የእናንተን አይሰማም፤ እና እጁን በግብጽ ላይ  
እጥላለሁ፤ እና በኃይሌ ህዝቤን የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ ምድር  
በታላቅ በቀል አወጣለሁ። ወያውቃሉ ኩሎሙ ግብጻውያን እስመ አነ  
እኩንን እግዚአብሔር፤ ዘእዘርግ እዳዩ ላዕለ ግብጽ፤ ወእወጽእ ደቂቀ  
እስራኤል እምነ መካከሎሙ። ሙሴና አሮን እንደ ጌታ ላቸው እንደ  
አዘዘው እንደዚያ ሠሩ። ሙሴ ግን የሰማንያ ዓመት ነበረ፤ አሮን ደግሞ  
ወንድሙ የሰማንያ ሦስት ዓመት ነበረ፤ ወደ ፈርዖን ሲናገር። ወይቤ  
እግዚአብሔር ኅብ ሙሴ ወአሮን ደብል። እና እንደ ፈርዖን ወደ እናንተ  
ደናገር እያለ፡ ምልክት ወይም ተአምር ስጡን፡ እና ለወንድምህ አሮን  
ትላለህ፡ በትርህን ውሰድ እና በፈርዖን ፊት እና በገልጋዮቹ ፊት ወደ  
ምድር ጣል፡ እና አባብ ይሆናል። ሙሴና አሮን በፈርዖንና በአገልጋዮቹ  
ፊት ገቡ፤ እንደ እግዚአብሔር ያዘዘቸው አደረጉ፤ አሮንም በትሩን  
በፈርዖንና በአገልጋዮቹ ፊት ወረወረ፤ እባብም ሆነ። ፈርዖን የግብፅን  
ጠበብተኞች እና አስማተኞች አንድ ላይ ጠራ ፣ እና የግብፅውያን  
አስማተኞች በእነርሱ አስማት ሥራዎች በተመሳሳይ አደረጉ ። እና  
እያንዳንዱ የራሱን በትር ወረወረ፤ እና እባቦች ሆኑ፤ እና የአሮን በትር  
የእነርሱን በትሮች ዋጠ። ወአጽንዖ፡ ልቡ፡ ለፈርዖን፡ ወኢሰምዖሙ፡  
በከመ፡ አዘዘሙ፡ እግዚአብሔር።

ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፡ ጸንቶአል ልበ ፈርዖን፡  
እንዳይልክ ሕዝቡ። ጠዋት ወደ ፈርዖን ሂድ፤ እነሆ እርሱ ወደ ውኃ

ደወጣል፤ እና በወንዙ ዳር ላይ ተገናኝ ወደ እርሱ ትሆናለሁ፤ እና ወደ እባብ የተገለበጠውን መንበብ በእጅህ ትደዛለሁ። እናም ወደ እርሱ ትላለሁ፤ የዕብራውያን አምላክ ጌታ ወደ አንተ ላከኝ እያለ፤ ህዝቤን ላክ በምድረ በዳ ሊያገለግሉኝ እንዲችሉ፤ እናም እነሆ እስከ አሁን አልሰማህም። እነዚህን ነገሮች ጌታ ደላል፤ በዚህ ታውቃለህ ምክንያቱም እኔ ጌታ ነኝ፤ እነሆ እኔ በእጄ ባለው በትር በወንዙ ውስጥ ያለውን ውሃ እመታለሁ፤ እና ወደ ደም ደለወጣል። እና አሳቱ በወንዙ ውስጥ ይሞታሉ፤ እና ወንዙ ይሽሰሳል፤ እና ግብጻውያን ከወንዙ ውሃ መጠጣት አይችሉም። እግዚአብሔር ለሙሴ አለው፡ ለወንድምህ አሮን በል፤ ዘንጋህን በእጅህ ውሰድ፤ እና እጅህን በግብጽ ውሆቸ ላይ፤ በወንዙቻቸው ላይ፤ በበደምቻቸው ላይ፤ በረግጋማቸው ላይ፤ እና በሁሉም የተሰበሰበ ውሃቸው ላይ ዘርጋ፤ እና ደም ይሆናል፤ እና በግብጽ ምድር ሁሉ ደም ሆነ፤ በእንጨቶቻችም እና በድንጋዮቻችም። ወገበሩ እንከ ሙሴ ወአሮን በከመ አዘዘሙ እግዚአብሔር፤ ወአንሥአ በበትሩ ወቀሠፈ ውትዩ ዘውስተ ፈለግ ቅድመ ፈርዖን ወቅድመ አግብርቲሁ፤ ወተመደጠ ኩሉ ውትደ ዘውስተ ፈለግ ውስተ ደም። እና በወንዙ ውስጥ የነበሩት ዓሣዎች ሞቱ፤ እና ወንዙ አበሰ፤ እና ግብጻውያን ከወንዙ ውሃ መጠጣት አልቻሉም፤ እና ደሙ በመላ የግብጽ ምድር ነበረ። ሠሩ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ እና አስማተኞቹ የግብጻውያን በአስማቶቻቸው፤ እና ጠንከረ ልቡ የፈርዖን፤ እና አልሰማቸውም፤ እንደ አለ ጎደታ። ፈርዖን ግን ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ፤ እና አእምሮውን በዚህ ላይ አላስቀመጠም። ሁሉም ግብጻውያን በወንዙ ዙሪያ ቆፈሩ፤ ውሃ ለመጠጣት፤ እና ከወንዙ ውሃ መጠጣት አልቻሉም። ወተፈጸሙ ሰባቱ መዋዕል፤ ድሳረ መቅሠፍተ እግዚአብሔር ለውክቱ ፈለግ።

ግን እግዚአብሔር ለሙሴ አለው፡ ወደ ፈርዖን ግባ፤ እና ለእርሱ ትላለሁ፤ እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች ደላል፤ ሕዝቤን ላክ፤ ሊያገለግሉኝ እንዲችሉ። ግን ከሆነ አንተ ወጣ ለመላክ ካልፈለግክ፤ እነሆ እኔ ሁሉንም ድንበሮቻህን በእንቁራሪቶቹ እመታለሁ። ወንዙ እንቁላሎቻን ይተፋል፤ ወደ ላይ ወጥተው ወደ ቤቶቻህ፤ ወደ የመኝታ ክፍሎቻህ መጋዘኖቹ፤ ወደ አልጋዎቻህ ላይ፤ ወደ አገልጋዮቻህና ሕዝብህ ቤቶቹ ላይ፤ ወደ መቀመሻ ዕቃዎቻህና ምድጃዎቻህ ውስጥ

ይገባሉ። ወላይከ፡ ወላይ፡ አግብርቲከ፡ ወላይ፡ ሕዝብከ፡ ይወጡ።  
እንቁላሎቻች።

8

ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፣ ተናገር ለአሮን እሳትህ፣ ዘርጋ  
እጅህን በበትርህ በላይ ወንዞቹ፣ እና በላይ በይዎቹ፣ እና በላይ  
ረግረጋማዎቹ፣ እና አውጣ እንቁራራዎቻችን። ወዘረጋ አሮን እጁን  
በውኆቹ ግብጽ ላይ፣ ወአወጣ እንቁራራዎቹን፣ ወተነሣ እንቁራራቱ፣  
ወሸፈነ ምድረ ግብጽ። ሠረዩ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲሁም  
የግብፃውያን አስማተኞች በእነርሱ አስማቶች፣ እና እንቁራራዎቹን ወደ  
ግብፅ ምድር አወጡ። ወጠራ ፈርዖን ለሙሴ ወለአሮን፣ ወይቤ፡ ጸልዩ  
በእንቲአየ ኅብ እግዚአብሔር፣ ወያስተሣሕል እንቅርቢተ አምኔየ  
ወአምሕዝብየ፣ ወአፌንዎሙ ወይሥውፀ ለእግዚአብሔር። ሙሴ ግን  
ለፈርዖን ተናገረ፣ ስራ ወደ እኔ መቼ አጸልጋለሁ ስለ አንተ፣ እና ስለ  
አገልጋዮቻህ፣ እና ስለ ሕዝብህ፣ እንቁራራዎቹን ከአንተ፣ እና ከሕዝብህ፣  
እና ከቤቶቻቸሁ ለማጥፋት፣ ከቀረ በወንዙ ይቀራሉ። ሆኖም አርሱ አለ፣  
ወደ ነገ። ስለዚህ አለ፣ እንደ ተናገርከው፣ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሌላ  
እንደሌለ እንድታውቅ። እንከ ይወገዱ እነ እንቁላሎቻችን አምኔከ፣ እንከ  
እም እነ ቤቶቻችን አንተ፣ እንከ እም እነ አውራጃዎቹ፣ እንከ እም እነ  
አገልጋዮቻችን አንተ፣ እንከ እም እነ ሕዝብ አንተ፣ ዘእንበል በ እነ ወንዝ  
ይተርፏ። ሙሴና አሮን ከፈርዖን ወጡ፣ ሙሴም ፈርዖን እንደሾመው  
ስለእንቁራራዎቹ ስምምነት ወደእግዚአብሔር ጮኹ። እግዚአብሔር  
በትክክል እንደ ሙሴ እንዳለው አደረገ፣ እና እንቁራራዎቹ ከቤቶቹ፣  
ከግቢዎቹ እና ከሜዳዎቹ ሞቱ። ወሰብሰቡ፣ አሙንቱ፣ ኩብያተ፣ ኩብያተ፣  
ወአንተነት፣ ምድር። ፈርዖን አፎይታ እንደመጣ ባየ ጊዜ ግን፣ ልቡ ከበደ፣  
እና እንደተናገረው እግዚአብሔር ቃላቸውን አልሰማም። ተናገረ ግን  
እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፣ ተናገርኩ አሮን፣ ዘርጋ በእጅህ ዘንግህን፣ እና  
መታ የምድሩን አቧራ፣ እና ይሆናሉ ትንኞቹ በሰዎቹ ላይ፣ እና በአራት  
እግር እንስሳት ላይ፣ እና በሙሉ የግብፅ ምድር። ዘረጋ እንግዲህ አሮን  
በእጁ በትሩን፣ እና መታ የምድሪቱን ኩብሪት፣ እና ትንኞቹ ሆኑ በሰዎቹ  
ላይ፣ በአራት እግረኞቹ ላይ፣ እና በሁሉ የምድሪቱ ኩብሪት ላይ ትንኞቹ

ሆኑ። ሠሩ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚያ አስማተኞች በአስማት ዘዴዎቻቸው እነዚያን ትንኞች ለማውጣት፣ እና አልቻሉም፣ እና እነዚያ ትንኞች በሰዎች እና በአራት አግር እንስሳት ላይ ሆኑ። አስማተኞች ለፈርዖን አሉ፤ ይህ የአምላክ ጣት ነው። የፈርዖን ልብ ጠነከረ እና እንደተናገረው እግዚአብሔር እነሆምን አልሰማም። እግዚአብሔር ግን ለሙሴ እንዲህ አለው፡ በማለዳ ተነሣና በፈርዖን ፊት ቁም፡ እነሆ አርሱ ወደ ውኃው ደመጣል፤ እናም ለእርሱ እንዲህ በል፡ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡ ሕዝቤን ላክ፡ በምድረ በዳ ሊያገለግሉኝ። ግን እንደ አትፊልግ የኔን ሕዝብ ለመላክ፣ እነሆ እኔ ላይህ፡ ላይ አገልጋዮቻህ፡ ላይ ሕዝብህ፣ እና ላይ ቤቶቻቸው ዝንብ መንጋ እልካለሁ፤ እና የግብፃውያን ቤቶች በዝንብ መንጋ ይሞላሉ፡ እንዲሁም ወደ መሬቱ ላይ የሚገኙበት። ወአመሰግናለሁ በዚያ ቀን የጎሴም መሬትን፣ ሕዝቤ የሚኖርበትን፣ አዚያ ውሻ ዝንብ የማይኖርበትን፣ እንዲያውቅ እኔ እግዚአብሔር የምድር ሁሉ አምላክ መሆኔን። ወእሰጥ ልዩነት በእኔ ሕዝብ እና በአንተ ሕዝብ መካከል፣ ነገ ግን ይህ በምድር ላይ ይሆናል። ወገበረ እግዚአብሔር ከማሁ፣ ወመጽአ ብዝሃ ዝንብ ውስተ አብያተ ፈርዖን፣ ወውስተ አብያተ አግብርቲሁ፣ ወውስተ ኩሉ ምድረ ግብጽ፣ ወተሐጉለት ምድር እምነ ዝንብ።

ፈርዖን ግን ሙሴንና አሮንን ጠራ እያለ፡ መጥታቸው ለጌታ አምላካቸው በምድሩ ስዩ። ወይቤ፡ሙሴ፡አኮ፡ይክል፡ኮነ፡ከማሁ፡እስመ፡ ርኩሳተ፡ግብጽ፡ንሠውዕ፡ለእግዚአብሔር፡አምላክነ፡እመሰ፡እስመ፡ ገሠውዕ፡ርኩሳተ፡ግብጽ፡ቅድሜሆም፡ንትወገዝ። የሦስት ቀናት መንገድ ወደ ምድረ በዳ እንሄዳለን፣ እና ለአምላካችን እንሠዋለን፣ እንደ እግዚአብሔር ለእኛ እንዳለን። እና አለ ፈርዖን፡ እኔ አልካቸኋለሁ፤ እናንተም ለአምላካቸው በምድረ በዳ ታስቡ፤ ግን ሩቅ ትሄዱ አትሂዱ፤ ስለዚህ ስለ እኔ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ። ሙሴም፡ እኔ ከአንተ አወጣለሁ፣ ወደ አምላክም እጸልያለሁ፣ ዝንብ ውሻም ከአንተ ከአገልጋዮቻህ እና ከህዝብህ ነገ ትሄዳለች፣ ግን ፈርዖን ህዝቡን ለጌታ ለማስገደል እንዳይልክ ለማታለል ደግሞ አትጨምር፣ አለ። ሙሴ ግን ከፈርዖን ወጣ፤ እና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ገበረ እግዚአብሔር በከመ ደቤ ሙሴ፣ ወአሰወረ ዘንቦ እምፈርዖን ወአምአግብርቲሁ

ወእምሕዝቡ፤ ወአልቦ እንተ ተተውዮ። ወአከበደ ፈርዖን ልቡ ወዲቦ  
ዝንቱ ዘመን፤ ወአኮ ፈቀደ ከመ ደፌኑ ሕዝቡ።

9

እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ አለው። ወደ ፈርዖን ግባና እንዲህ  
በለው፤ የአደሁኛ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ ሕዝቤን ላክ፤  
እንዲያገለግሉኝ። እንደሆነ እንግዲህ ሕዝቤን ለመላክ አትፈልግ ግን ገና  
ገዥ ነህ የአርሱ ተመልከት፤ የጌታ አጅ በሜዳዎቹ ባሉ እንስሳትህ ላይ፤  
በፈረሶቹ፤ በአህዮቹ፤ በግመሎቹ፤ በበሬዎቹ እና በበጎቹ ላይ ትሆናለህ፤  
በጣም ታላቅ ሞት። እና በዚያ ጊዜ በግብጻውያን ከብቶቹ እና  
በእስራኤል ልጆቹ ከብቶቹ መካከል አገርመዋለሁ፤ ከእስራኤል ልጆቹ  
ሁሉ የተነገረ አንድም አይሞትም። ወእግዚአብሔር ሰጠ ገደብ እንዲህ  
እያለ፡ በነገ እግዚአብሔር ይህን ቃል በምድር ላይ ያደርጋል። ወገበረ  
እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ በሳኒታ፤ ወሞተ ኩሉ እንስሳ ዘግብጽ፤  
ወእምእንስሳ ደቂቀ እስራኤል ኢሞተ ምንትኒ። ፈርዖን ግን ከእስራኤል  
ልጆቹ ከሁሉ እንስሳት ምንም እንዳልሞተ ባየ ጊዜ፤ የፈርዖን ልብ ከበደ፤  
እና ህዝቡን አልላከም። እግዚአብሔር ግን ለሙሴ እና ለአሮን እንዲህ  
ብሎ ተናገረ፡ እናንተ የምድጃ ጥቁር አመድ አጆቻችሁን እንድትሞሉ  
ውሰዱ፤ ሙሴም በፈርዖን እና በአገልጋዮቹ ፊት ወደ ሰማይ ይርጫው።  
ወይሁን አቧራ ላይ ኩሉ ምድረ ግብጽ፤ ወይኩን ላይ ሰብእ፤ ወላይ  
አራዊተ እግር፤ ቄስል፤ ፈንጣጣ እንተ ትፈልቅ በሰብእ፤ ወበአራዊተ  
እግር፤ በኩሉ ምድረ ግብጽ። ሙሴ የአሳት ምድጃ ሸክላ በፈርዖን ፊት  
ወስዶ ወደ ሰማይ በተነው፤ እና በሰዎቹም በአራት እግር እንስሳትም ላይ  
እየፈሰሱ የሚወጡ አባጮቹ ቁስሎቹ ሆኑ። ወአይክሉ እሙንቱ  
አፍቀርት ደቁሙ ቅድመ ሙሴ በእንተ እሙንቱ ቄስላት፤ አስመ ኮነ  
እሙንቱ ቄስላት ውስተ እሙንቱ አፍቀርት ወውስተ ኩሉ ምድረ  
ግብጽ። አጠነከረ ግን እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ፤ እና የአነርሱን  
አልሰማም፤ እንደ እግዚአብሔር ያዘዘው። አለ እንከ እግዚአብሔር  
ለሙሴ፤ በማለዳ ተነሣ፤ እና በፈርዖን ፊት ቁም፤ እና ወደ አርሱ ትላለህ፤  
እነዚህን ነገሮቹ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ዕብራውያን፤ ሕዝቤን  
ላክ፤ እንዲያገለግሉኝ። በአሁኑ ጊዜ እኔ ሁሉንም መቀሰፍቶቼን ወደ

ልብህ፣ እና ወደ አገልጋዮቻህ፣ እና ወደ ሕዝብህ አልካለሁ፣ እንዲሁም በሁሉ ምድር ላይ እንደ እኔ ሌላ እንደሌለ እንድታውቅ። አሁን ለ እኛን ልኬ አመታሃለሁ፣ እና ሕዝብህን አገድላለሁ፣ እና ከምድር ትጠፋለህ። ወበእንተዝ፣ ተዐቀብክ፣ ከመ፡ አርካይ፡ ውስቲትክ፡ ጎይልዮ፡ ወከመ፡ ይትነገር፡ ሰምዮ፡ በኩሉ፡ ምድር። ገና እንግዲህ አንተ በሕዝቤ ላይ ትጨቁናለህ እነርሱን ላለመላክ፣ ተመልከት፣ እኔ ነገ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ በረድ አዘንባለሁ፣ ይህም እንደዚህ ያለ በግብጽ ከተፈጠረችበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አልነበረም። አሁን እንግዲህ ፈጥህ እንስሳትህን እና በሜዳው ያለህን ሁሉ ሰብስብ፤ ሁሉም ሰዎች እና እንስሳት፣ በሜዳው ያለህ ሁሉ፣ ሁሉም ሰዎች እና እንስሳት፣ በሜዳዎች የሚገኙ ሁሉ፣ ወደ ቤት ያልገባ፣ በረዶ በእነርሱ ላይ ሲወድቅ ይሞታል። የእግዚአብሔርን ቃል የፈራው ከፈርዖን አገልጋዮች መካከል ያለው እንስሳቱን ወደ ቤቶች አሰባሰበ። ማን ግን ወደ እግዚአብሔር ቃል በአእምሮው ትኩረት አልሰጠም፣ እንስሳቱን በሜዳዎች ተወ።

እግዚአብሔር ግን ወደ ሙሴ አለ፣ እኛህን ወደ ሰማይ ዘርጋ፣ እና በረዶ በሁሉ የግብፅ ምድር ላይ፣ በሰዎች ላይ፣ እና በእንስሳት ላይ፣ እና በምድር ላይ ባለው ሁሉ ሳር ላይ ይሆናል። ሙሴ ግን እኛን ወደ ሰማይ ዘረገ፣ እና እግዚአብሔር ድምፆችን እና በረድን ሰጠ፣ እና እሳት በምድሩ ላይ ሮጠ፣ እና እግዚአብሔር በረድን በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ አዘነበ። በረዶ እና በበረዶ ውስጥ የሚነድድ እሳት ነበረ፤ በረዶም በጣም ብዙ ነበረ፤ እንደዚህ ያለ በረድ በግብጽ ውስጥ ሕዝብ በአሷ ላይ ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ አልነበረም። በረዶው መታ በሁሉ የግብጽ ምድር ፣ ከሰው እስከ እንስሳ ፣ እና በረዶው በሜዳው ያለውን ሁሉ አፅዋት መታ ፣ እና በረዶው በሜዳዎች ያሉትን ሁሉ ዛፎች ሰበረ ። ነገር ግን በገሴም መሬት፣ እስራኤል ልጆች የነበሩበት፣ በረዶ አልወረደም። ፈርዖን ላክ እና ሙሴንና ኦሮንን ጠራ፣ እና ላቸው አለ፣ አሁን ጎጠኦት አድርጌአለሁ፣ እግዚአብሔር ዳድቅ ነው፣ እኔና ሕዝቤ ግን ረሲዓን ነን። ስለዚህ ስለ እኔ ወደ ጌታ ጸልዩ ፣ እና የእግዚአብሔር ድምፆች ፣ በረዶና እሳት ይቁሙ ፣ እናንተንም አልካለሁ ፣ ከእንግዲህም ተጨማሪ ሆናችሁ አትቆዩም ። ሙሴም ለእርሱ አለው፣ ከተማዋን ሰወጣ እኛቸን ወደ እግዚአብሔር አዘረጋለሁ፣ እና ድምፆቹ ይቆማሉ፣ እና በረዶውና ዝናቡ

ደግሞ አደኖርም፣ ምድሪቱ የአግዚአብሔር መሆኗን እንደታወቀ። እናም አንተና ባሪያዎቻህ እስካሁን እግዚአብሔርን እንዳልፈራችሁ አውቃለሁ። ዘንሙ ሊኖን ወክሪቱ ተመትሐ፤ ክሪቱ ቆመት፣ ዘንሙ ሊኖን በዘርዐ። ሆኖም አሳቱና ስፔልቱ አልተመቱም፤ ዘግይተው ስለነበሩ። ሙሴ ከፈርዖን ወጥቶ ከከተማው ውጪ ሄደ፤ እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ፤ ድምፆቹ ቆሙ፤ በረዶውና ዝናቡ በምድሪቱ ላይ ከዚያ በኋላ አልፈሰሰም። ፈርዖን ዝናቡ፣ በረዶውና ድምፆቹ እንደተቆሙ ባየ ጊዜ፣ እንደገና ለመበደል ቀጠለ፣ እናም የራሱንና የአገልጋዮቹን ልብ አከበደ። ወተጸንዐ ልቡ ፈርዖን፤ ወኪፈነው ውሉደ እስራኤል፣ በከመ ተናገረ እግዚአብሔር ለሙሴ።

10

ግን እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አለው፡ ወደ ፈርዖን ግባ፤ እኔ የእርሱን ልብ እና የአገልጋዮቹን ልብ አጠንክራለሁ፤ እነዚህ ምልክቶች በእነርሱ ላይ ተከታታይ እንዲመጡ። እንዲያውሩ በልጆቻቸው ጆሮ ውስጥ፣ እና ለልጆቻቸው ልጆች፣ በግብጻውያን ላይ ያሳለቀሁባቸውን ሁሉ፣ እና በእነርሱ ላይ ያደረግሁባቸውን ምልክቶቹን፣ እና እኔ እግዚአብሔር መሆኔን ታውቃላችሁ። ሙሴና አሮን ወደ ፈርዖን ፊት ገብተው እንዲህ አሉት፡ የአይሁድ አምላክ ጌታ እንዲህ ይላል፡ አስከ መቼ ከእኔ መፈራረድ አትፈልግም፤ ሕዝቤን ላክ እኔን እንዲያገለግሉኝ። ግን አንተ ህዝቤን ለመላክ ፈቃደኛ ካልሆንክ፣ እነሆ እኔ ነገ በዚህ ሰዓት ብዙ አንበጣ በሁሉም ድንበሮቻህ ላይ አመጣለሁ። እና የምድሪቱን ገጽታ ይሸፍናል፣ እናም ምድሪቱን ማየት አትችልም፣ እናም በረዶው ለአናንተ ያስቀረውን የምድሪቱን ትርፍ ሁሉ ይበላል፣ እናም በምድሪቱ ላይ ለአናንተ የሚያድገውን ዛፍ ሁሉ ይበላል። እናም ይሞላሉ የአንተ ቤቶች፣ እና የአገልጋዮቻህ ቤቶች፣ እና ሁሉም ቤቶች በሙሉ የግብፅ ምድር፣ ዘአባቶቻህ በፍፁም አላዩ፣ ወይም አያቶቻቸው፣ ከዚያ ቀን ጀምሮ በምድር ሆነዋል፣ እስከዚህ ቀን ድረስ፣ እናም ሙሴ ዘሮ ከፈርዖን ወጣ። እና አገልጋዮቹ ፈርዖን ወደ እርሱ ይላሉ፣ እስከ መቼ ይህ ለእኛ መሰናክል ይሆናል፤ ሰዎቹን ላክ፣ ለአምላካቸው እንዲያገለግሉ፣ ወይስ ግብጽ እንደጠፋች ማወቅ ትፈልጋለህ፤ እና ሙሴንና አሮንን ወደ ፈርዖን

መለሱ፣ እና ላቸው አለ፣ ሂዱና ለጌታ አምላካቸው አምልኩ፣ ግን የሚሄዱት እነማን እና እነማን ናቸው? እና ሙሴ ይላል፣ ከወጣቶቹ እና ከሸማግሌዎቹ ጋር እንሄዳለን፣ ከወንዶቹ ልጆቻቸውን እና ከሴት ልጆቻቸውን ጋር፣ እና ከበጎቻቸውን እና ከከብቶቻቸውን ጋር፣ የጌታ በዓል ነውና። ወይቤሎሙ፡ ደኩን፡ ከማሁ፡ እግዚአብሔር፡ ምስሌክሙ፡ በከመ፡ እጴጥክሙ፡ አኮኑ፡ ወንዞቻቸው፡ ርአዩ፡ አስመ፡ አኩደ፡ ተወስከ፡ ላዕሌክሙ፡ አይደለም እንደዚህ፤ ወንዶቹ ግን ይሂዱ፡ እና ለእግዚአብሔር ያገልግሉ፣ ይህን ለምክንያት እናንተ ትፈልጋላቸው። አስወጧቸው ግን ከፊት ፈርዶን። እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ አለ፤ እጅህን በግብጽ ምድር ላይ ዘርጋ፤ አንበጣም በምድሩ ላይ ይውጣ፤ በረዶው ያስቀረውን የምድራቱን ሁሉ ሳር እና የዛፎቹን ሁሉ ፍሬ ይብላ። እና ሙሴ በትሩን ወደ ሰማይ አነሣ፣ እና እግዚአብሔር የደቡብ ንፋስን በምድር ላይ አመጣ፣ በዚያ ቀን ሁሉ፣ እና በሌሊቱ ሁሉ፣ ጠዋት ሆነ፣ እና የደቡብ ንፋሱ አንበጣውን ወሰደ። እና አመጣት ላይ ሁሉ የግብጽ ምድር፣ እና አረፈች ላይ ሁሉ የግብጽ ድንበሮች በጣም ብዙ፣ ከአሲ በፊት እንደዚህ አንበጣ አልነበረችም፣ እና ከዚህ በኋላ እንደዚህ አትሆንም። እና ሸፊን የምድርን መልክ፣ እና ምድር ተበላሸች፣ እና የምድርን ሁሉ ዕፀ በላ፣ እና ከበረዶው የተረፈውን የዛፎቹን ሁሉ ፍሬ፣ በዛፎቹ ውስጥ እና በሜዳው ሁሉ ዕፀ ውስጥ በግብፅ ምድር ሁሉ አረንጓዴ ምንም አልተረፈም።

ፈርዶን ቸኮለ ሙሴንና አሮንን ለመጥራት እንዲህ እያለ፡ ኅጢአሁ በእግዚአብሔር የእናንተ አምላክ ፊት እና ወደ እናንተ። ተቀበሉ እንግዲህ የእኔን ኃጢአት አሁንም፣ እና ጸልዩ ወደ ጌታ አምላካቸው፣ እና ይህን ሞት ከእኔ ያስወግድ። ሙሴ ግን ከፈርዶን ወጣ እና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ወቀየረ፣ እግዚአብሔር፣ ንፋሱ፣ አምነ፣ ባሕር፣ ጽኑዕ፣ ወነሥኦ፣ ለአንበጣ፣ ወወደያ፣ ውስተ፣ ቀይሕ፣ ባሕር፣ ወኢተረፈ፣ አንበጣ፣ አሐቲ፣ በኩሉ፣ ምድረ፣ ግብጽ። ወአጠነከረ እግዚአብሔር ልበ ፈርዶን፣ ወኢፈነዎሙ ለደቂቀ አስራኤል። እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ አለው፣ እጅህን ወደ ሰማይ ዘርጋ፣ እና በግብጽ ምድር ላይ የሚዳሰስ ጨለማ ይሁን። ሙሴ ግን እጁን ወደ ሰማይ ዘርጋ፣ እና ጨለማ፣ ጨለማ፣ አውሎ ንፋስ በሁሉ የግብጽ ምድር ላይ ሦስት ቀናት

ሆነ። ወክልቦ ዘርአዩ አገሁ ወላስተ መዋዕለ፣ ወክልቦ ዘተንሥኦ  
እምምስካቡ ወላስተ መዋዕለ፣ ለኩሎሙ ግና ደቂቀ እስራኤል ብርሃን  
ሀለወ በኩሉ ዘይነብሩ። ወጠራ ፈርዖን ለሙሴ ወለኦሮን እንዘ ይብል፡  
ሓሩ ኣምልኩ ለእግዚአብሔር ኣምላክኩሙ፡ ዘእንበለ ኣባግዕክሙ  
ወላህምክሙ እለ ይተረፉ፡ ወእምቅርትክሙኒ ይሑር ምስሌክሙ።  
ወይቤ፡ሙሴ፡አለ፡ወአንተኒ፡ትሁብነ፡መሥዋዕተ፡ወመሥዋዕተ፡አለ፡  
ንገብር፡ለእግዚአብሔር፡ኣምላክነ። እና እንስሳታቸን ከአኛ ጋር ይሄዳሉ፣  
እና ጥፍርን አንተወውም፣ ከእነርሱ ለጌታ ኣምላካቸንን ለማገልገል  
እንወስዳለን፣ አኛ ግን ለጌታ ኣምላካቸን ምን እንደምናገለግል  
ኣናውቅም፣ እስከ እዚያ እንድንደርስ ድረስ። ግን እግዚአብሔር  
ዩፈርዖንን ልብ ኣጠነከረ፤ እነርሱንም ለመላክ ኣልፈለገም። ፈርዖንም  
እንዲህ ኣለ፣ ከእኔ ሂድ፣ ለራስህ ተጠንቀቅ፤ ፊቴን ደግሞ ለማዳት  
እንዳትጨምር፤ በዚያ ቀን ፊቴን ብታይ ትሞታለህ። ሙሴ ግን እንዲህ  
ይለል፣ ተናግረሃል፣ ደግሞ ፊትህን ኣለዩውም።

11

እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ኣለ፣ ገና ኣንድ መቅሰፍት እኔ  
በፈርዖን ላይ እና በግብጽ ላይ እመጣለሁ፣ ከዚህ በኋላም እናንተን ከዚህ  
ይልካቸዷል፣ ሲልካቸሁም እናንተን ከሁሉ ጋር በማስወጣት  
ያስወጣቸዷል። ተናገር እንግዲህ በስውር ወደ ሕዝቡ ጁሮዎቹ፣ እና  
እያንዳንዱ ከጎረቤቱ ዩብር ዕቃዎቹ እና ዩወርቅ እና ልብስ ይጠይቅ ።  
እግዚአብሔር ግን ለሕዝቡ ቸርነት ሰጠ በግብፃውያን ፊት፣ እና ላቸው  
ኣበደሯቸው፣ እና ሰው ሙሴ በጣም ታላቅ ሆነ በግብፃውያን ፊት፣ እና  
በፈርዖን ፊት፣ እና በኣገልጋዮቹ ፊት። ወይቤ ሙሴ፡ ዘንተ ይብል  
እግዚአብሔር፡ በመካከለ ሌሊት ኣነ ኣበውኣ ውስተ መካከለ ግብጽ።  
ወይሞታል ኩሉ በኩር በምድረ ግብጽ፡ እምነ በኩረ ፈርዖን ዘይነብር  
ላዕለ መንበር፡ ወእስከ በኩረ ኣመት እንተ ትነብር ኅበ መርሃ፡ ወእስከ  
በኩረ ኩሉ እንስሳ። ወታላቅ ጩኸት በመላ ዩግብጽ ምድር ይሆናል፣  
እንደዚህ ያለ ኣልሆነም፣ እና እንደዚህ ያለ ደግሞ ኣይጨመርም።  
ወበኩሉ ውሉደ እስራኤል ኢይንቀጥቅጥ ከልብ በልሳኑ፡ እምስብእ  
እስከ እንስሳ፡ ከመ ታእምር ዘከመ ያመሰለ እግዚአብሔር በማእከለ

ግብጽ ወአስራኤል። ወይወርዱ ኩሎሙ አሙንቱ ደቂቅከ ኅቤዓ፡  
ወይሰግዱ ሊተ እንዘ ይብሉ፡ ውዳእ አንተ ወኩሉ ሕዝብከ ዘአንተ  
ትመርሕ፡ ወድኅረ ዝንቱ አወጽእ። ወወፅኦ ሙሴ አምኅበ ፈርዖን  
በመዐት። አግዚአብሔር ግን ወደ ሙሴ እንዲህ አለው፡ ፈርዖን  
የእናንተን አይሰማም፡ ስለዚህ የእኔን ምልክቶች እና ድንቆች በግብጽ  
ምድር አባዛለሁ። ሙሴና አሮን እነዚህን ሁሉ ምልክቶችና ድንቆች  
በግብጽ ምድር በፈርዖን ፊት አደረጉ፡ ነገር ግን አግዚአብሔር  
የፈርዖንን ልብ አጠነከረ፡ እናም የአስራኤልን ልጆች ከግብጽ ምድር  
ለመላክ አልሰማም።

12

አግዚአብሔር ለሙሴና ለአሮን በግብጽ ምድር እንዲህ አለ። ይህ  
ወር በአርግጥ ለእናንተ የወራት መጀመሪያ ነው፡ የመጀመሪያው ነው  
ለእናንተ በዓመቱ ወራት። ወደ ሁሉ የአስራኤል ልጆች ገባኤ ተናገር  
እንዲህ ብለህ፡ በዚህ ወር አስረኛው ቀን እያንዳንዱ እንደ የአባቶቻቸው  
ቤቶች በግ ይውሰዱ፡ እያንዳንዱ እንደ ቤቱ በግ። ብዩን ግን በቤቱ  
ውስጥ ጥቂቶች ቢሆኑ፡ ስለዚህ ለበግ በቂዎች ላይሆኑ፡ ከራሱ ጋር  
የአርሱን ጎረቤት ጎረቤቱን ይደዛል፡ እንደ ነፍሳት ቁጥር፡ እያንዳንዱ  
ለአርሱ በቂውን ወደ በግ ይቆጠራል። በግ ፍጹም ወንድ የአመት  
ይሆናል ለእናንተ፤ ከአርኖን እና ከፍጻሎች ትወስዳላችሁ። እና ለእናንተ  
የተጠበቀ ይሆናል እስከ አስራ አራተኛው የዚህ ወር ድረስ፡ እና  
የአስራኤል ልጆች ገባኤ ሁሉ ብዛት ወደ ምሽት ይረዳሉት። ወይወስዱ  
እምነ ደሙ ወይሰይሙ ላዕለ ክልኤቱ ሰዓኩር ወላዕለ ርእሱ በውስተ  
ክብያት በእለ ይብልዕዎ ውስቴቸን። እና በዚህ ሌሊት በእሳት  
የተጠበሰውን ስጋ ይበላሉ፤ እና ፈጣሪን በመራራ ቅጠሎች ላይ ይበላሉ።  
አይብሉ ከእነርሱ ጥሬ ወይም በውሃ የተቀቀለ፡ ነገር ግን በእሳት  
የተጠበሰ፡ ራስ ከእግሮች እና ከአንጃቶች ጋር። አይተወውም ከአርሱ  
እስከ ጠዋት፡ እና ከግንት አትሰብሩ ከአርሱ፡ ነገር ግን የሚተወው  
ከአርሱ እስከ ጠዋት በእሳት ታቃጥሉት። እንዲህ ግን ትበሉት፡  
ሐቅዊክሙ ተጠቅለው፡ ጫማዎቻችሁ በእግሮቻችሁ፡ በትሮቻችሁ  
በእጃችሁ፡ እናም ትበሉት በፍጥነት፡ ፋሲካ ነው ለአግዚአብሔር።

እናም በዚህ ሌሊት በግብፅ ምድር አሄዳለሁ፤ እናም በግብፅ ምድር ሁሉንም በኩር ከሰው አስከ እንስሳ አመታለሁ፤ እናም በግብፃውያን አማልክት ሁሉ ቀጣትን አሰራለሁ፤ እኔ ጌታ። ወይም፡-ጌታ፡-እናንተ፡ በምልክት፡-ላይ፡-ቤቶቹ፡-በእነዚያ፡-እናንተ፡-ትሆኑ፡-እነዚያ፡-ወእመለከት፡-ጀሙን፡ ወእሸፍነክሙ፡-ወአይሆንም፡-በእናንተ፡-መቅሠፍት፡-ለማጥፋት፡-በአመታሁ፡ በምድረ፡ግብጽ።

ወትሆን እዚአ መዓልቲ ንኣኻትኩም መዘከሪ፡ ወትበዓሉ ንእሲአ በዓለ ለእግዚአብሔር ውስተ ኩሉ ትውልዳትክኩም፡ ሕጊ ዘለዓለም ትበዓሉ ንእሲአ። ሰባት ቀናት ያልተፈተፈተ ዳቦ ትበላላቸሁ፤ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እርሾን ከቤቶቻቸሁ ታሰወግዳላቸሁ፤ እርሾን የሚበላ ማንኛውም ሰው፤ ያ ነፍስ ከእስራኤል ትጠፋለች፤ ከመጀመሪያው ቀን እስከ ሰባተኛው ቀን። እና የመጀመሪያው ቀን ቅድስት ትበላላቸ፤ እና የሰባተኛው ቀን ቅድስት ጥሪ ለእናንተ ትሆናለች፤ ማንኛውም የባርነት ሥራ በእነርሱ አትሠሩም፤ ከሆነ በስተቀር ለእያንዳንዲቱ ነፍስ የሚሠራው፤ ደህ ብቻ ለእናንተ ይሠራል። እናንተም ደህን ትአዛዝ ትጠብቁ፤ በዚህ ቀን የእናንተን ኃይል ከግብጽ ምድር አወጣለሁ፤ እናንተም ደህን ቀን ለትውልዶቻቸሁ ዘለዓለማዊ ሕግ ታደርጉ። ከመጀመሪያው ወር አስራ አራተኛ ቀን ጀምሮ ከምሽት ዘይልሰ ትበሉ፤ እስከ ወሩ ሃያ አንደኛ ቀን ምሽት ድረስ ። ሰባት ቀናት እርሾ በእናንተ ቤቶቹ አይገኝ፤ የተቀመመ የበላ ሁሉ፤ ያ ነፍስ ከእስራኤል ጉባኤ ይጠፋ፤ በእንግዶቹም በምድሩ ተወላጆቻቸው። ኩሉ፡ ዘተፈጠረ፤ ኢትብልዑ፡ ወበኩሉ፡ መታደርክሙ፡ ትብልዑ፡ ዘኢተፈጠረ።

ሙሴ ግን ሁሉንም የእስራኤል ልጆች ሸማግሌዎቻን ጠራ፤ እና ወደ እነርሱ አለ፡ ሄዳቸሁ እንደ ዘመዶቻቸሁ ለራሳቸሁ በግ ውሰዱ፤ እና ፋሲካውን ስዩ። ትወስዱ ግን ጥቅለ እሶጵ፤ ወዘጠቡ እምነ ደሙ ዘበኅበ ደገ፤ ትሠይሙ በደገ፤ ወላዕለ ክልኤሆሙ ደገ፤ እምነ ደሙ ዘውአቱ በኅበ ደገ። አንትሙ ግን አኮ ትወጽኩ፤ ለበደነ ደገ ቤቱ፤ እስከ ጽባሕ። ወይሐልፍ እግዚአብሔር ለመቅሠፍት ግብጽ፡ ወይራኪ ደመ ዲቦ ሰቅላ ወዲቦ ክልኤሆሙ ሰቆቃት፡ ወይሐልፍ እግዚአብሔር ጥሳተ፡ ወኢያኅድግ ለአጥፊ ለበእ ውስተ አብያቲክሙ ለመቅሠፍት። ወጠበቁ

ዘቃለ ዝህ ሕገ ለራስክሙ ወለውሉድክሙ ኣስከ ዘለዓለም። ከሆነ ግን እንተሩ ወደ ምድር ዘይሁበክሙ እግዚአብሔር እንደ ተናገረ፤ ጠብቁ ደህን ኣገልግሎት። ወይሆነ፡ እንደ፡ ይለሉ፡ ወደ፡ እናንተ፡ ደቁቅክሙ፡ ምንት፡ ኣምልኮ፡ ዝገቱ። እናንተም ትላላቸሁ ላቸው፤ ደህ የፋሲካ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ነው፤ እንደሸፈነው የእስራኤል ልጆች ቤቶችን በግብፅ፤ ጊዜ ሲመታ የግብፃውያንን፤ የእኛን ቤቶች ግን ኣዳነ፤ እና ህዝቡም ሲሰግድ ሰገዱ። እናም የእስራኤል ልጆች ሄደው ኣደረጉ፤ ጌታ ለሙሴና ለኦሮን እንደ ኣዘዘው እንዲሁ ኣደረጉ።

ሆነ ግን በመሃለ ሌሊት፤ እና እግዚአብሔር መታ ሁሉን በኩር በግብጽ ምድር፤ ከፈርዖን በኩር ዙፋን ላይ ከተቀመጠው፤ እስከ በጉድጓድ ውስጥ ያለቸ የምርኮኛ ሴት በኩር፤ እና እስከ ሁሉም እንስሳት በኩር። እና ፈርዖን በሌሊት ተነሳ፤ እና የእርሱ ኣገልጋዮች፤ እና ሁሉም ግብፃውያን፤ እና ታላቅ ጩኸት በመላ የግብፅ ምድር ሆነ፤ ምክንያቱም ሙት የሌለበት ቤት ኣልነበረም። እና ፈርዖን ሙሴንና ኣሮንን በሌሊት ጠራ፤ እናም ላቸው ኣለ፡ ተነሱ፤ ከህዝቤ ውጡ፤ እናንተም ደቁቅ እስራኤልም ሂዱና ለእግዚአብሔር ኣምላካቸሁ እንደምትሉት ኣምልኮ። ወእግሮቹ፤ ወእላፋቲክሙ፤ ነሲኦሙ፤ ሑሩ፤ ወባርኩኒ፤ እንከ፤ ኣነኒ። እና ግብፃውያን ሕዝቡን ከምድሩ በትጋት ለማስወጣት እየገፋፉ ነበር፤ ምክንያቱም ሁላቸንም እንሞታለን ብለው ተናገሩ። ወነሣ፡ ደግሞ፡ ሕዝብ፡ ሊጣቸውን፡ ቅድመ፡ ዕጣናቶቻቸው፡ ሲርሐዩ፡ ተጠቅለው፡ በኣልባሲሆሙ፡ ላዕለ፡ መትከፍቲሆሙ። ወደቀ፡ እስራኤል፡ ገብሩ፡ በከመ፡ ኣዘዘሎሙ፡ ሙሴ፡ ወሰኣሉ፡ እምግብጽ፡ ንዋየ፡ ብረር፡ ወወርቅ፡ ወልብስ። ወሀበ እግዚአብሔር ጸጋ ለሕዝቡ በቅድመ ግብጽ፤ ወኣስተዐገቡ ሎሙ፤ ወዘረፉ ለግብጽ።

የእስራኤል ልጆች ከራሜሴስ ወደ ሶኮት ተነስተው ሄዱ፤ ስድስት መቶ ሺህ እግረኞች ወንዶች፤ ከእቃዎች በስተቀር። ወተቀላቀለ፡ ብዙሕ፡ ዐርገ፡ ምስሌሆም፡ ወኣባገዕ፡ ወኣብዕልት፡ ወእንስሳ፡ ብዙኃን፡ ጥቀ። እና ኣበሰሉ ከግብጽ ያወጡትን ሚጣ ያልደፈነ ዳቦ፤ ኣልደፈነም፤ ግብጻውያን ኣስወጧቸውና፤ ለመቆየት ኣልቻሉም፤ ለራሳቸውም ለመገገድ መግብ ኣላዘጋጁም። ማደሪያው የእስራኤል ልጆች በግብጽ

ምድር እና በከነዓን ምድር የኖሩት አራት መቶ ሰላሳ ዓመታት ነበር።  
 ወሆነ፡ በኋላ፡ አራት፡ መቶ፡ ሠላሳ፡ ዓመታት፡ ወፃ፡ ኩሉ፡ ጎይለ፡  
 እግዚአብሔር፡ እምነ፡ ምድረ፡ ግብጽ፡ በሌሊት። ጥንቃቄ ናት ለጌታ፤  
 እንዲያወጣቸው እነርሱን ከምድረ ግብጽ፤ ያ ሌሊት ይህቸ፤ ጥንቃቄ  
 ለጌታ፤ እንዲሆን ለሁሉ ለወገኖቹ እስራኤል ወዲ ትውልዶቻቸው። ተናገረ  
 ግን እግዚአብሔር ወዲ ሙሴ እና አሮን፡ ይህ ሕግ የፋሲካ ነው፤ ሁሉ  
 ባዕድ ከእርሱ አይበላም። ወኩሉ ባርያ ዘተሣዩጠ ብብረር ትግዝር ሎቱ ፤  
 ወእምዝ ይበልዕ እምኔሁ ። ጻድቅ ወይም ተቀጣሪ ሰራተኛ ከእርሱ  
 አይበላም። በአንድ ቤት ይበላል፤ እና ከቤቱ ስጋዎቹን ወዲ ውጭ  
 አታወጡ፤ እና አጥንት ከእሱ አትስበሩ። ሁሉ ጉባኤ የእስራኤል ልጆቹ  
 እሱን ያደርጋል። ግን ቢሆን አንድ ሰው መጻተኛ ወዲ እናንተ ቢቀርብ  
 ፋሲካውን ለጌታ ለማድረግ፤ የእርሱን ሁሉ ወንድ ትግረዙ፤ እና ከዚያ  
 እሱን ለማድረግ ይቀርባል፤ እና እንዲ የምድር ተወላጁ ይሆናል፤ ሁሉ  
 ያልተገረዘ ከእርሱ አይበላም። ሕግ አንድ ይሆናል ለተወላጁ እና  
 ለመጣው መጻተኛ በእናንተ መካከል። እና የእስራኤል ልጆቹ እንደ  
 እግዚአብሔር ለሙሴ እና ለአሮን ያዘዘው አደረገ፤ እንደዚሁ አደረገ።  
 እና በዚያ ቀን ሆነ፤ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆቹ ከግብጽ ምድር  
 በጋይላቸው አወጣ።

13

And the Lord said to Moses, saying, ለእኔ አቅድስ ሁሉንም  
 በኩርን፤ መጃመሪያ የተወለደውን፤ በእስራኤል ልጆቹ ውስጥ ሁሉንም  
 ማሳፀን የሚከፍትን፤ ከሰው እስከ እንስሳ፤ የእኔ ነው። ሙሴ ግን  
 ለሕዝቡ ተናገረ፤ ይህን ቀን ዘክሩ፤ ከግብጽ ምድር፤ ከባርነት ቤት  
 በወጣቸው በት፤ በጋይል እጅ ጌታ እናንተን ከዚህ አወጣ፤ እና እርሾ  
 አይበላም። በዛሬ በወጣቶቹ ወር ትወጣለህ። እና ይሆናል መቼ ጌታ  
 አምላክህ ወዲ ምድረ ከነዓናውያን፤ ኬጣውያን፤ አሞራውያን፤ ኬዊያን፤  
 ኢያቡሳውያን፤ ጌርጌሳውያን፤ እና ፌሬዛውያን ቢያስገባህ፤ ለአባቶቹህ  
 ወተትና ማር የምትፈስስ ምድር ሊሰጥህ የተማለላት፤ ይህንን አገልግሎት  
 በዚህ ወር ታደርጋለህ። ስድስት ቀናት ያልተፈተፈተ ዳቦ ትበላላቸው፤  
 በሰባተኛው ቀን ደግሞ የጌታ በዓል ነው። ያልተፈተፈተ ዳቦ ሰባት ቀናት

ትበላላቸው፤ የተፈተፈተ ዳቦ ለአንተ አይታይም፤ ወይም እርሾ በሁሉ ወሰኖቻህ ውስጥ ለአንተ አይሆንም። ወታብጽሖ ለወልድከ በይዘቱ ዕለት እንደ ትብል፡ በአንተዝ ገብረ እግዚአብሔር አምላክ ለኔ እንደ አወጽኦ እምነ ግብጽ። ወይሆንልህ ምልክት ላይ አጅህ፤ ወመታሰቢያ ፊት አይኖሩህ፤ እንዲሆን ሕገ እግዚአብሔር በአፍህ፤ በአጅ ኃያል አወጣህ እግዚአብሔር አምላክ ከግብጽ። ወጠበቁ፡ ሕገ፡ ዘንተ፡ በከመ፡ ጊዜያት፡ ሰዓታት፡ እምነ፡ መዋዕል፡ ውስተ፡ መዋዕል።

ወይሆናል እንደ ጌታ አምላክህ ያስገባህ ወደ ምድረ ከነዓናውያን፤ በዘ መንገድ ለአባቶቻህ ሐለፈ፤ ወደሰጥህ አሲን። ወታወግድ ኩሉ ዘይፈትሕ ማኅፀነ ተባዕተ ለእግዚአብሔር፡ ኩሉ ዘይፈትሕ ማኅፀነ እምአብዕልተከ ወእምእንሰሳከ፡ ኩሉ ዘይከውነከ ተባዕተ ታቀድሰ ለእግዚአብሔር ። ሁሉ የአህያ ማህፀን የሚከፍት በበግ ትለውጣለህ፤ ግን ካልለወጥክ እሱን ትቤዛለህ፤ ሁሉ የሰው በኩር ከልጃቸህ ትቤዛለህ። ከሆነ ግን ወልድህ ከእነዚህ በኋላ ደጠደቅህ እያለ፤ ይህ ምንድን ነው? እና ለእርሱ ትላለህ፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር በኃያል አጅ አኛን ከግብጽ ምድር፤ ከባርነት ቤት አወጣን። ጊዜ ግን ፈርዖን አኛን ለመላክ አጠነከረ፤ በግብጽ ምድር ሁሉን በኩር ከሰዎቹ በኩራን እስከ እንሰሳት በኩራን ገደለ፤ በዚህ እኔ ማኅፀንን የሚከፍት ሁሉን ወንዶቹን ለእግዚአብሔር አሠዋለሁ፤ እና የእኔን ልጆቹ ሁሉን በኩር እቤዛለሁ። እና በአጅህ ላይ ምልክት ይሆናል፤ እና በዓይኖቻህ ፊት የማይናወጥ ይሆናል፤ በኃያል አጅ ጌታ ከግብጽ አወጣህ።

እንደ ፈርዖን ሕዝቡን ላከ፤ እግዚአብሔር የፍልስጤማውያንን ምድር መንገድ አይመራቸውም፤ ምክንያቱም ቅርብ ነበረ። እግዚአብሔር አለ፤ ምናልባት ሕዝቡ ጦርነትን ሲያይ ይጸጸት እና ወደ ግብጽ ይመለሱ። እና እግዚአብሔር ሕዝቡን በበረሃ መንገድ ወደ ቀይ ባሕር አከበበ፤ በአምስተኛው ትውልድ ግን የእስራኤል ልጆቹ ከግብጽ ምድር ወጡ። ወነሣ፡ ሙሴ፡ አዕጽምተ፡ ዮሴፍ፡ ምስሌሁ፡ እስመ፡ በመሐላ፡ አምሐሎሙ፡ ለውሉደ፡ እስራኤል፡ እንደ፡ ደብል፡ በምብዋሕ፡ ደብዋሕክሙ፡ እግዚአብሔር፡ ወታዕርጉ፡ አዕጽምተዮ፡ አምዝዮ፡ ምስሌክሙ።

ከፍ አድርገው ግን የአስራኤል ልጆች ከሶኮት ተነስተው በኤታም በምድረ በዳ አጠገብ ተሰፈሩ። አምላክ ግን እነርሱን መራቸው፣ በቀን በደመና ምሰሶ መንገዱን ለማሳየታቸው፣ በሌሊት ደግሞ በአሳት ምሰሶ። አልተለየም ግን የደመናው ዐምድ በቀን እና የአሳቱ ዐምድ በሌሊት ከሁሉ ሕዝብ ፊት።

14

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ። ለአስራኤል ልጆች ተናገር፤ እና ተመልሰው ከሰፈሩ ፊትለፊት፣ በማግደሉ እና በባሕር መካከል፣ ከበዔልሴፎን ፊትለፊት ደሰፍሩ፤ ከእነርሱ ፊት በባሕር ላይ ተሰፍራለህ። ወደል ፈርዖን ለሕዝቡ፡ ወላጅ አስራኤል እነዚህ በምድሩ ይዘራሉ፤ በረሃው ዘጋባቸው። እኔ ግን የፈርዖንን ልብ እጠነክራለሁ፤ እና ከኋላቸው ይከታተላል፤ እና በፈርዖን እና በሁሉ ሰራዊቱ እከበራለሁ፤ እና ሁሉም ግብፃውያን እኔ እግዚአብሔር መሆኔን ያውቃሉ፤ እና እንዲሁ አደረጉ። ወተነገረ ለነገሥ ዘግብጽ እስመ ሰዐረ ሕዝብ፤ ወተገዳረት ልብ ፈርዖን ወዘአግብርቲሁ ላዕለ ሕዝብ፤ ወይቤሉ፡ ምንት ዘንተ ገበርነ ዘለአፌንዎሙ ውሉደ አስራኤል ዘኢደትቀነዩ ለነ። ስለዚህ ፈርዖን ሰረገሎቹን ተጎተተ፣ እና ሁሉንም ሕዝቡን ከራሱ ጋር መራ። ወወሰደ፡ ስድስት፡መቶ፡ሰረገላ፡ምርጥ፡ወኩሎ፡ፈረሰ፡ግብጽ፡ወመኳንንተ፡ላዕለ፡ኩሉ። ወአጠነከረ እግዚአብሔር ልብ ፈርዖን ንጉሠ ግብጽ ወአገልገልቲሁ፤ ወተሰደደ ድሳረ ደቂቀ አስራኤል፤ ወእሙንቱሰ ደቂቀ አስራኤል ወፅኦ በአደ ልዕልተ። እናም ግብፃውያን ከኋላቸው ተከታተለው አገኛቸው በባሕር ዳር ተጣብቀው፤ እና ሁሉም ፈረሶች እና የፈርዖን ሰረገሎች እና ፈረሶኞች እና ሠራዊቱ በመንደሩ ፊትለፊት በበዔልሴፎን ፊትለፊት ነበሩ። ወፈርዖን ደቀርብ ነበረ፤ ወአንሥኩ ደቂቀ አስራኤል አዕደንቲሆሙ ወርአዩ፤ ወግብጽውያን ተዐስክሩ ድሳሪሆም፤ ወፈርሁ አጅግ፤ ወጸርቱ ደቂቀ አስራኤል ጎበ እግዚአብሔር። እና ወደ ሙሴ አሉ፤ መቃብሮች በግብፅ ምድር ስለማይኖሩ፣ በምድረ በዳ ልትገድለን አወጣኸን፣ ከግብፅ ባወጣኸን ይህን ምን አደረግብን? ይህ አይደለምን የተናገርንህ ቃል በግብጽ አያልን፣ ተወን እንዲሁም

ለግብፃውያን እናገልግል? ለግብፃውያን ማገልገል ይሻለናል፤ ወይስ በዚህ ምድረ በዳ መሞት።

ሙሴ ግን ለሕዝቡ አንዲህ አለ፡ ተጽናኑ፤ ቁሙ እና እግዚአብሔር ዛሬ ለእኛ የሚያደርገውን መድኃኒት ተመልከቱ፤ ዛሬ ግብፃውያንን እንደተመለከታችሁ፡ ለዘላለም ጊዜ እነርሱን ለማየት አትጨምሩም። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፤ እናንተም ትዝግ። ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፡ ለምን ወደ እኔ ትጮኻለህ፤ ተናገረ ለእስራኤል ልጆቹ፡ እና ይገዙ። ወአንተ ተንሥክ በበትርክ ወዘርግ እደከ ላዕለ ባሕር ወሰብራ ወይግቡ ውሉደ እስራኤል ውስተ መካከለ ባሕር በደረቅ። እናም እነሆ እኔ የፈርዖንን ልብ እና የግብፃውያንን ሁሉ አጠነክራለሁ፤ እና ከኋላቸው ይገባሉ፤ እናም በፈርዖን እና በሁሉ ሰራዊቱ እና በሰረገሎቹ እና በፈረሶቹ እከበራለሁ። እና ሁሉ ግብፃውያን ያውቃሉ ምክንያቱም እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ በፈርዖን እና በሰረገሎቹ እና በፈረሶቹ ክብር ሲሰጠኝ። የእግዚአብሔር መልአክ የእስራኤል ልጆች ሰፈር ቀድሞ የሚሄድ አስወገደ፤ እና ከኋላቸው ሄደ፤ የደመናው ዓምድም ከፊታቸው አስወገደ፤ እና ከኋላቸው ቆመ። ወገባ በመካከለ ሰፈረ ግብፃውያን፤ ወበመካከለ ሰፈረ ግብፃውያን፤ ወበመካከለ ሰፈረ እስራኤል፤ ወቆመ፤ ወሆነ ጨለማ ወጨለማ፤ ወአለፈ ሌሊት፤ ወአልተቀላቀሉ እርስ በርሳቸው ሙሉ ሌሊት። ሙሴ እጁን ወደ ባሕሩ ዘረጋ፤ እና እግዚአብሔር ባሕሩን በኃይለኛ የደቡብ ነፋስ ሙሉ ሌሊቱን መለሰ፤ እና ባሕሩን ደረቅ አደረገ፤ እና ውኃው ተሰነጠቀ። ወገቡ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ መካከለ፡ ባሕር፡ በየብስ፡ ወማዳ፡ አረፍት፡ አምላማን፡ ወአረፍት፡ አምፀጋም።

እና ግብፃውያን አሳደዷቸው፤ ከኋላቸውም ገቡ፤ ሁሉም የፈርዖን ፈረሶች፤ ሰረገላዎቹ፤ እና ፈረሶቹ ወደ ባሕሩ መካከል። በማለዳው ጥበቃ ላይ ሆነ፤ እና ጌታ የግብፃውያንን ካምፕ በእሳት እና በደመና ዓምድ ተመለከተ፤ እና የግብፃውያንን ካምፕ አደናገረ። እና የሰረገላዎቻቸውን መዋዕል አሰረ፤ እና በኃይል መራቸው፤ እናም ግብፃውያን አሉ፤ ከእስራኤል ፊት እንሸሽ። እግዚአብሔር ለእነርሱ ግብፃውያንን ይዋጋልና። ተናገረ ግን እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፡ ዘርጋ

እጅህን ወደ ባሕር፣ እና ውኃው ይመለስ፣ እና ግብፃውያንን ይሸፍን፣ ሰረገሎቻቸውንና ፈረሰኞቻቸውን። ሙሴ ግን እጁን ወደ ባሕር ዘረጋ፣ እና ውኃው ወደ ቀኑ ወደ ምድሩ ተመለሰ፣ ግብፃውያን ግን በውኃው ሸሹ፣ እና እግዚአብሔር ግብፃውያንን በባሕር መካከል አወረደ። ወመልሰውት ሰወረ መኩንን ወፈረሰኞቹ ወኩሉ ጎይለ ፈርዖን እለ ቦኩ ድሳረ እሙንቱ ውስተ ባሕር፣ ወአኮ ተጎደገ እምኔሆሙ ወላ አሐዱ። ነገር ግን የእስራኤል ልጆች በባሕር መካከል በደረቀ መሬት አለፉ፣ ውኃውም ከቀኝ በኩል ግድግዳ እና ከግራ በኩል ግድግዳ ሆኖላቸው ነበር። እና እግዚአብሔር እስራኤልን በዚያ ቀን ከግብፃውያን እጅ አዳነ፣ እና እስራኤል ግብፃውያንን ሙታን በባሕር ዳር አየ። ገሌጽ ግን እስራኤል እጁን ታላቁን ዘአደረገ እግዚአብሔር ለግብፃውያን፣ ፈራ ግን ሕዝቡ እግዚአብሔርን፣ እናም አመኑ በእግዚአብሔር እና በሙሴ በአገልጋዩ።

15

ከዚያ ሙሴ እና የእስራኤል ልጆች ደህን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ፣ እና እያሉ፣ እግዚአብሔር እንዘምር፣ በክብር ተከብሯልና፣ ፈረሰና ፈረሰኛን ወደ ባሕር ጣላቸው። መረዳት እና መከላከያ ለእኔ ወደ ማዳን ሆነ፣ ደህ የእኔ አምላክ ነው፣ እና እክብረዎለሁ፣ የአባቴ አምላክ፣ እና እክፍለዎለሁ። እግዚአብሔር ጦርነቶችን የሚሰብር ነው፣ እግዚአብሔር ስሙ ነው። መኪናዎች ፈርዖንና ኃይሉን ወደ ባሕር ወረወረ፣ የተመረጡ ፈረሰኞች መኮንኖች በቀይ ባሕር ተዋጡ። ባሕር ሸፈነ እሙንቱ፣ ሰደዱ ውስተ ዕምቅ ከመ ኩኩሕ። የቀኝህ፣ ጎይታ፣ በኃይል ተከብራለች፣ የቀኝህ እጅ፣ ጎይታ፣ ጠላቶችን ሰባበረች። ወበብዝሃ፣ ዘክብርከ፣ ሰበርከ፣ ለፀራዊያን፣ ፈነውከ፣ ለመዓትከ፣ በልዎሙ፣ በከመ፣ ሣዕሪ። ወበመንፈስ ዘመዐትከ ተፈልጠ ማይ፣ ተገደመ ከመ መካን ማያት፣ ወተገደመ አልባብ በማእከለ ባሕር። ጠላት አለ፣ አሳድጄ እይዛለሁ፣ ምርኮዎችን እክፍላለሁ፣ ነፍሴን እሞላለሁ፣ በሰይፌ እገድላለሁ፣ እጄ ትገዛለች። ላክህ መንፈስህን፣ ሸፈነቻቸው ባህር፣ ሰጡ እንደ እርሳስ በኃያል ውሃ። ማን ተመሳሳይ ነው ለአንተ በአማልክት፣ እግዚአ፣ ማን ተመሳሳይ ነው ለአንተ፣ የተከበረ በቅዱሳን፣ አስደናቂ በክብሮች፣ ድንቆችን የሚያደርግ። አዘረገህ የቀኝ እጅህን፣ መሬት

ዋጠቻቸው። በጽኑቅህ መራህ ይህን ሕዝብህ ዘክቤዝህ፤ በኃይልህ  
አጽናናህ ወደ ቅዱስ መኖሪያህ። አሕዛብ ሰሙ፤ ወተቈጥዉ። ምንዳቤ  
ነሥኩ ለሰኪኖሙ ፍልስጥኤም። ከዚያ የኤዶም መሪዎች አፈጠኑ፤ እና  
የሞዓቤ ገዢዎች፤ መንቀጥቀጥ ወሰዳቸው፤ የከነዓን ነዋሪዎች ሁሉ  
ቀለጡ። ደውደቅ በእነርሱ ላይ መንቀጥቀጥ እና ፍርሃት፤ በታላቅነት  
ክንድህ ይሁኑ እንደ ድንጋይ፤ እስከ ያልፍ ሕዝብህ፤ እግዚአብሔር፤ እስከ  
ያልፍ ሕዝብህ ይህ፤ ዘአገጥህ። ካእትኖም ተከሎም ውስተ ደብረ ርስተከ።  
ውስተ ዝተዳለወ መንበርከ። ዘአስተዳለውከ እግዚአ። መቅደስ እግዚአ።  
ዘአስተዳለዎ አደዊከ። እግዚአብሔር ንጉሥ ለዘላለም፤ ወለዘላለም፤  
ወደሚ። ስለ-ዚህ የፈርዖን ፈረስ ከሰረገሎች እና ከፈረሰኞች ጋር ወደ  
ባሕር ገባ፤ እና እግዚአብሔር የባሕሩን ውሃ ላይ አቸው አመጣ፤ ነገር ግን  
የእስራኤል ልጆች በባሕሩ መካከል በደረቅ ሄዱ።

ወነሰአት ግን ማርያም ትንቢተ አሳተ አሮን መዳልወ በአዴሃ፤  
ወወፅኦ ኩሉ አንስት ድሃራሃ ምስለ መዳልው ወምስለ ዘፈናት። ማርያም  
ከእነርሱ መካከል ጀመረች እያለች፤ እንዘምር ለእግዚአብሔር፤ በክብር  
ተከብሯልና፤ ፈረስና ፈረሰኛን ወደ ባሕር ወረወረ። ሙሴ ግን  
የእስራኤልን ልጆች ከቀይ ባሕር አስወጣ፤ እና ወደ ሱር በረሃ መራቸው፤  
እና በበረሃው ውስጥ ሦስት ቀናት ሄዱ፤ እና ለመጠጣት ውሃ አላገኙም።  
መጡ ግን ወደ መራህ፤ እና ከመራህ ለመጠጣት አልቻሉም፤ ለመራራ  
ነበረ፤ በዚህ ምክንያት የዚያን ቦታ ስም መራራነት ብሎ ሰየመ።  
ወተማረሩ። ሕዝብ፡ ላዕለ፡ ሙሴ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ምንተ፡ ንስተይ። ሙሴ ግን  
ወደ ጌታ ጮኸ፤ እና ጌታ ዛፍን አሳየው፤ እና ወደ ውሃው ጣለው፤ እና  
ውሃው ጣፈጠ፤ እዚያ ሕጎችንና ፍርዶችን አስቀመጠለት፤ እና እዚያ  
ፈተነው። ወይቤ፡ አመ፡ ሰሚዐ፡ ሰማዕከ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡  
ወዘሠናየ፡ ቅድሜሁ፡ ገበርከ፡ ወአእዘንከ፡ ትእዛዛቲሁ፡ ወዐቀብከ፡ ኩሎ፡  
ሕገ፡ ኪዳኑ፡ ኩሎ፡ ሕማመ፡ ዘአምጻእኩ፡ ላዕለ፡ ግብጽ፡ ኢያመጽእ፡  
ላዕሌከ፡ አስመ፡ አነ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ዘያሐውየከ። እና ወደ  
አደሌም መጡ፤ እና እዚያ አሥራ ሁለት የውሃ ምንጮች ነበሩ፤ እና ሰባ  
የዘንባባ ዛፎች ግንዶች፤ እዚያም በውሃው አጠገብ ተጠለሱ።

ከኤሊም ተነሱ፤ ሁሉም የአስራ-ኤል ልጆች ጉባኤ ወደ ሲን በረሃ መጡ፤ ይህም በኤሊም እና በሲና መካከል ነው። በሁለተኛው ወር አስራ አምስተኛ ቀን ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ ሁሉ የአስራ-ኤል ልጆች ጉባኤ በሙሴና በአሮን ላይ ተማረመረ። ወይቤሉ፡ ጎቤሆም፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወይቱ፡ ቢሞትነ፡ ተመትተነ፡ በእግዚአብሔር፡ በምድረ፡ ግብጽ፡ ሶስተ፡ ነበርነ፡ ላዕለ፡ ማሰሮተ፡ ስጋ፡ ወበለዕነ፡ እክለ፡ እስከ፡ ጽግና፡ እስመ፡ አውጻእከሙነ፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ዝንቱ፡ ለቀትል፡ ኩሎ፡ ማሳበረ፡ ዝንቱ፡ በረኃብ። ተናገረ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፡ እነሆ እኔ ለእናንተ ዳቦዎችን ከሰማይ አዘንባለሁ፤ ህዝቡም ደወጣል፤ ከቀን ወደ ቀን የቀኑን ደሰበስባሉ፤ በሕገ ደሃዳሉ ወይስ አይሄዱም ብዬ እነርሱን እሞክራቸዋለሁ። ወይሆን በስድስተኛው ቀን፡ ወያዘጋጁ ዘያመጡ፡ ወይሆን ድርብ ዘይሰብሩ በቀን ወደ ቀን። እና ሙሴና አሮን ለሁሉ የአስራ-ኤል ልጆች ጉባኤ ተናገሩ፤ ምሽት ታውቃላቸዋል፡ እግዚአብሔር እናንተን ከግብጽ ምድር አውጥቷችኋልና። እና በጠዋት የእግዚአብሔርን ክብር ታያላቸዋል፤ እርሱ የእናንተን ቅሬታ ወደ አምላክ በሚሰማበት ጊዜ፤ እኛ ግን ምን ነን፤ እናንተ በእኛ ላይ ስለምትቅሬታ? እና ሙሴ አለ፡ ጌታ ለእናንተ ማታ ሥጋ ለመብላት እና ጠዋት ዳቦዎች ለምላት በሚሰማበት ጊዜ፤ ጌታ የእናንተን ማጉረምረም በእኛ ላይ የምታገረምሩትን ስለሰማ፡ እኛ ግን ምንድን ነን? የእናንተ ማጉረምረም በእኛ ላይ አይደለም፤ ግን በእግዚአብሔር ላይ ነው።

ሙሴ ግን ለአሮን አለው፡ ለሁሉ የአስራ-ኤል ልጆች ጉባኤ በል፡ የእናንተን ማጉረምረም ስለሰማ በአምላክ ፊት ቅረቡ። ግን አሮን ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ጉባኤ ሲናገር ነበር፤ እና ወደ ምድረ በዳው ተመለሱ፤ እና የጌታ ክብር በደመና ታየ ። ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ፡ ሰምቼአለሁ የአስራ-ኤል ልጆች ማጉረምረምን፤ ተናገረ ወደ እነርሱ እያልክ፤ ምሽት ላይ ሥጋ ትበላላቸዋል፤ እና ጠዋት እንጂ- ትሞላላቸዋል፤ እና ታውቃላቸዋል፤ ምክንያቱም እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ነኝ። ምሽት ሆነ፤ እና ድርግብ ወጣ፤ እና ሰፈሩን ሸፈነ፤ ጠዋት ሆነ ጤሉ በሰፈሩ ዙሪያ እየቆመ። ወ እንሆ ላይ ፊት ምድረ በዳ ቀጭን እንደ ዘር ኮሪያንደር ነጭ፤ እንደ በረዶ ላይ ምድር። ባዩት ግን እሱን የአስራ-ኤል ልጆች፡ አሉ አንዱ ለሌላው፡ ይህ ምንድን ነው?

አላወቁም ምክንያቱም ምን እንደሆነ። ሙሴ ግን አላቸው፤ ይህ ዳቦው ነው፤ ጌታ ላንተ የሰጠው ለሙብላት። ይህ ጌታ ያዘዘው ቃል ነው፤ እያንዳንዱ ሰው ከእሱ ተገቢውን ጎመር በራስ ቁጥር፤ በአናንተ ነፍሳት ቁጥር፤ እያንዳንዱ ከድንኳን ጓደኞቻቸው ጋር ሰብስቡ። የእስራኤል ልጆች እንደዚህ ገብረ፤ እና ብዙ የሰበሰቡ ነበረ እና ትንሽ የሰበሰበም ነበረ። እና ብጎሞር ምስ መለኩ፣ ዘብዙሕ አልበዛ፣ ወዘንኑስ አልነካስ፣ እያንዳንዱ ዘይገብኦ ለርእሱ ለቀጠ። Moses said to them, Let no one leave any of it until morning.

እና ሙሴን አልሰሙም፤ ግን አንዳንዶቹ ከእሱ እስከ ጠዋት ድረስ ተወው፤ እና ትላትል አፈላ፤ እና አሸተተ፤ እና ሙሴ በእነርሱ ላይ ተቆጣ። እና በየጠዋቱ ሰበሰቡት፤ እያንዳንዱ የሚገባውን፣ ፀሐይ ስትሞቅ ግን ይቀልጥ ነበር። ሆኖ በስድስተኛው ቀን፣ የሚያስፈልጉትን ድርብ ሰበሰቡ፤ ለአንድ ሰው ሁለት ጎሞር፤ የጉባኤው አለቆች ሁሉ ገብተው ለሙሴ አሳወቁ። ሙሴም ወደ እነርሱ አለ፤ ይህ ጌታ የተናገረው ቃል አይደለምን? ሰንበታት ለጌታ ቅድስት እረፍት ናት ነ፤ ምን ያህል ብታገግረ ጋገረ፤ እና ምን ያህል ብታበስሉ አብስሉ፤ እና ሁሉ ትርፍን ለጠዋት ወደ መጋዘን ተውት። ወትረፍ፡እምኔሁ፡እስከ፡ጽባሕ፡ከመ፡አዘዘሙ፡ሙሴ፡ወኢ፡አንተነ፡ ወኢ፡ትል፡ኮነ፡ውስቴቱ። ሙሴም፡ ተናገረ፡ ዛሬ፡ ብሉ፡ ዛሬ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰንበት፡ ነውና፡ በሜዳ፡ አይገኝም። ስድስት ቀናት ትሰበስባላችሁ፤ ግን በሰባተኛው ቀን ሰንበት ነው፤ ምክንያቱም በእርሷ አይኖርም። ግን በሰባተኛው ቀን አንዳንድ ሰዎች ከሕዝቡ ለመሰብሰብ ወጡ፤ እና አላገኙም። እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አለ፡ እስከ መቼ ድረስ ትእዛዛቴንና ሕጌን ለማዳመጥ አትፈልጉም? ርአዩ፡ እስመ፡ እግዚአብሔር፡ ወሀበክሙ፡ ሰንበተ፡ መዓልተ፡ ዛቲ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ወሀበክሙ፡ በመዓልተ፡ በሳድስተ፡ አክለ፡ ክልኤ፡ መዋዕል፡ ንበረ፡ ኩሉ፡ ውስተ፡ አብያቲክሙ፡ ኢይፃኦ፡ አሐዱ፡ እምነ፡ ምድሩ፡ በመዓልተ፡ በሳብዕተ። እናም ሕዝቡ በሳብዕቱ ዕለት ካረፈ። እና ደቂቀ እስራኤል ሰየሙት ስሙ ማን፤ ነበረ ግን እንደ ዘር ኮሪያንደር ነጭ፣ ጣዕሙ ግን እንደ ኬክ በማር። ሙሴም እንዲህ አለ፤ ይህ ቃል ነው የጌታ ያዘዘው፤ የማና ጎሞር ሙሉት ወደ መጋዘን ለትውልዶቻቸው፤ እንዲያዩ ዳቦውን የበላችሁትን እናንተ በምድረ በዳ፤ እንደ አወጣችሁ ጌታ ከምድረ

ግብጽ። ወአመረ፡ ሙሴ፡ ኅብ፡ አሮን፡ ንሣክ፡ ማዕሠረ፡ ወርቀ፡ ከሐደ፡  
ወወደዮ፡ ውስተ፡ ኪያሁ፡ መልክ፡ ዘጎሞር፡ ዘማና፡ ወተሠይም፡ ኪያሁ፡  
ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ለዕቀባ፡ ለተውልድከሙ። በዮትኛው መንገድ፡  
እንደ አዘዘ ጌታ ለሙሴ፡ እናም አኖረ አሮን በፊተ ምስክርነት ለጥበቃ።  
ወደቂቀ እስራኤል በልዑ ማና አርባዓ ዓመተ እስከ መጽኑ ውስተ ዓለም  
ዘይነብር በልዑ ማና እስከ በጽሑ ውስተ ክፍል ፊኒቄ። ጎሞር ግን  
የሦስቱ መለኪያዎቹ አስረኛው ነበረ።

17

ወወጣ ኩሉ ጉባኤ ደቂቀ እስራኤል እምነ ገዳመ ሲን በከመ  
ተዕይንቶሙ በቃለ እግዚአብሔር፤ ወጎደሩ በረፊዲን፤ ወአልቦ ማይ  
ለሕዝብ ለሰትዮ። ወተቃወመ ሕዝብ ወደ ሙሴ እያሉ፡ ስጠን ለእኛ ውሃ  
እንዲሁ እንጠጣ። ወተናገረ ሙሴ ለእነርሱ፡ ምን ተቃወሙኝ፤ ወምን  
ተፈትኑ ጌታን። ጠመክ ወ ህየ ሕዝብ ማየ፡ ወ አንጎርጎረ ህየ ሕዝብ  
ኅብ ሙሴ እንዘ ደብሉ፡ ለምንት ዝንቱ፡ አዐረግከነ እምነ ግብጽ ለቀተልነ  
ወ ውሉደነ ወ እንስሳነ በጽምእ። ሙሴ ግን ወደ ጌታ ጮኹ እያለ፡ ለዚህ  
ህዝብ ምን አደርግ? ገና ትንሽ ቆይቶ እና ደወግረኛል። እና ጎይታ ወደ  
ሙሴ አለ፡ የዚህን ሕዝብ ቅደም ሂደ፤ ከሕዝቡ ሽማግሌዎቹ ለራስህ  
ውሰድ፤ እና ወንዙን የመታህበትን በትር በአጅህ ውሰድ፤ እና ሂድ። ይህ  
እኔ እቆማለሁ እዚያ በፊተህ ላይ በድንጋዩ በኮራብ፤ እና ትመታለህ  
ድንጋዩን፤ እና ደወጣል ከእርሱ ውሃ፤ እና ደጠጣል ሕዝቡ። አደረገም  
ሙሴ እንደዚህ በፊተ ልጆቹ እስራኤል። እናም ያንን ቦታ ስም ፈተና እና  
ነቀፋ ብሎ አሰየመው፤ በእስራኤል ልጆቹ ነቀፋ ምክንያት፤ እና  
እግዚአብሔርን በመፈተን ምክንያት፤ እያሉ፡ እግዚአብሔር በእኛ  
ውስጥ አለ ወይስ የለም።

መጣ ግን አማሌቅ እና ከእስራኤል ጋር ተዋጋ በረፊዲም። ሙሴ ግን  
ለኢየሱስ አለው፡ ለራስህ ኃያላን ሰዎቹን ምረጣ፡ እና ወጥተህ ነገ  
ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ፡ እና እነሆ እኔ በኮረብታው ጫፍ ላይ እቆማለሁ፤  
እና የእግዚአብሔር በትር በአጅ ይሆናል። ወአደረገ፡ ኢየሱስ፡ በከመ፡  
ይቤሎ፡ ሙሴ፡ ወወዲኦ፡ ተሰለፈ፡ ለአማሌቅ፡ ወሙሴ፡ ወአሮን፡ ወሆር፡

ዐርገ፡ ውስተ፡ ርእሰ፡ ደብር። ወሆነ፡ መቼም፡ አነሣ፡ ሙሴ፡ እደዊሁ፡  
ጸንዐ፡ እስራኤል፤ መቼም፡ ወአውረደ፡ እደዊሁ፡ ጸንዐ፡ ዐማሌቅ። አጃቹ  
ግን የሙሴ ከባድ ነበሩ፤ እና ድንጋይ ወስደው በእርሱ ስር አስቀመጡ፤ እና  
በእሱ ላይ ተቀመጡ፤ እና ኦሮን እና ሁር አጃቹን ደገፉ ከዚህ አንድ፤ እና  
ከዚህ አንድ፤ እና አጃቹ የሙሴ የተደገፉ ሆኑ እስከ ፀሐይ ስትጠልቅ። እና  
ኢየሱስ አማሌቅንና ሁሉንም ሕዝቡን በሰይፍ ግድያ አሸነፈ። ተናገረ ግን  
እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፤ ጻፍ ይህን ወደ መታሰቢያ ወደ መጽሐፍ፤ እና  
ስጥ ወደ ጁሮዎቹ ኢየሱስ፤ ምክንያቱም በቀባት አሰርዛለሁ  
መታሰቢያውን አማሌቅ ከሰማይ በታቸ። ወሐነጽ፡ ሙሴ፡ ምሥዋዐ፡  
ለእግዚአብሔር፡ ወሰመዩ፡ ስሞ፡ እግዚአብሔር፡ መዳሃኒትዮ።  
ምክንያቱም እግዚአብሔር በሚሰጥራዊ አጅ አማሌቅን ከተውልድ  
እስከ ተውልድ ይዋጋል።

18

ዮቶር ካህነ ማድያም አማቸ ሙሴ ሰማ፤ እግዚአብሔር ለራሱ  
ሕዝብ እስራኤል ያደረገውን ሁሉ፤ እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ  
አወጣ። ዮቶር የሙሴ አማት ጽጵራን የሙሴ ሚስት ከመልቀቋ በኋላ  
ወሰዳት። እና ሁለቱን ወንጆቹ ልጆቿን፤ ስሙ ለአንዱ የእነርሱ ገርሾም፤  
እያለ፤ መጻፍ ነበርኩ በባዕድ ምድር። እና የሁለተኛው ስም ኤልዛር  
ነበረ፤ እያለ፤ እግዚአብሔር የአባቴ ረዳቴ ነበረ፤ እና ከፈርዖን አጅ አዳነኝ።  
ወወጣ ዮቶር አማቸ ሙሴ እና ልጆቹ እና ሚስቱ ወደ ሙሴ ወደ በረሃ፤  
እዚያ ተጣበቀ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ። ተነገረ ግን ለሙሴ እያለ፡  
እነሆ አማትህ ዮቶር ወደ አንተ ይመጣል፤ እና ሴትህ እና ሁለቱ ልጆቹህ  
ከእርሱ ጋር። ሙሴም ወደ አማቱ ለመቀበል ወጣ፤ ለእርሱም ሰገደ፤  
ሳመውም፤ እርስ በርሳቸውም ተሰናበቱ፤ ወደ ድንኳኑም አስገባቸው።  
ወአንበበ ሙሴ ለአማቱ ኩሎ ዘከመ ገብረ እግዚአብሔር ለፈርዖን  
ወለኩሎሙ ግብጽ በእንተ እስራኤል፤ ወኩሎ መከራ ዘከነ ሎሙ  
በፍኖት፤ ወከመ አድኅኖሙ እግዚአብሔር እምአደ ፈርዖን ወእምአደ  
ግብጽ። ኢዮቶር በእግዚአብሔር ላደረገላቸው በሁሉም መልካም  
ነገሮቹ ተደነቀ፤ ምክንያቱም ከግብጻውያን አጅ እና ከፈርዖን አጅ  
አወጣቸው። ወይሴ፡ ኢዮትሮ፡ ቡሩክ፡ እግዚአብሔር፡ እስሙ፡ አድኅኖሙ።

እምአደ፡ግብጽ፡ወእምአደ፡ፈርዖን። አሁን አውቅሁ ከሁሉም አማልክት ጌታ ታላቅ እንደሆነ፤ ስለዚህ ምክንያት በእነርሱ ላይ ስለደረሱባቸው። እና ዮቶር የሙሴ አማት ሙሉ ማቃጠያዎችንና መሥዋዕቶችን ለአምላክ ወሰደ፤ አሮንና ዩክስራኤል ሽማግሌዎች ሁሉ ከሙሴ አማት ጋር በአምላክ ፊት እንጂራ ለመብላት መጡ።

ወከነ፡ ድኅረ፡ ሳኒታ፡ ነበረ፡ ሙሴ፡ ደኳንን፡ ለሕዝብ፡ ወቆመ፡ ኩሉ፡ ሕዝብ፡ ኅበ፡ ሙሴ፡ እምነ፡ ጽባሕ፡ እስከ፡ ሰርክ። ወርእዮ፡ ዮቶር፡ ኩሎ፡ ዘደገብር፡ ለሕዝብ፡ ደብል፡ ምንት፡ ዝንቁ፡ ዘአንተ፡ ትገብር፡ ለሕዝብ። ለምንት፡ አንተ፡ ትነብር፡ ባሕቲትከ፡ ወኩሉ፡ ሕዝብ፡ ቆመ፡ ኅቤከ፡ እምነግህ፡ እስከ፡ ሰርክ። ወደቤሎ፡ሙሴ፡ለሐሙሁ፡እስመ፡ደመጽእ፡ኅቤዮ፡ ሕዝብ፡ከመ፡ደሳሥሁ፡ፍትሐ፡እምኅበ፡እግዚአብሔር። ለእነርሱ ክርክር ሲኖር እና ወደ እኔ ሲመጡ፤ እያንዳንዳቸውን እፈርዳለሁ እና የአምላክን ትእዛዞች እና ሕጉን እያሳወቅሁአቸው። ሐሙ ሙሴ ወደ እርሱ አለው፤ ይህን ነገር በትክክል አታደርግም። በትዕግስት ማጣት በጥፋት ትጠፋለህ አንተ፤ እና ከአንተ ጋር ያለው ይህ ሁሉ ሕዝብ፤ ይህ ቃል ለአንተ ከባድ ነው፡ ብቻህን ማድረግ አትችልም። አሁን እንግዲህ ሰማኝ፤ እና እመክርሃለሁ፤ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሆናል፤ አንተ ለሕዝቡ ወደ እግዚአብሔር ሁን፤ እና ቃላቶቻቸውን ወደ እግዚአብሔር ታቀርባለህ። እና ትመሰክርላቸው ትእዛዛቱን የአምላክ እና ሕጉን የእርሱ፤ እና ታሳያቸው መንገዶቹን በእነዚያ ደሄዳሉ በእነርሱ፤ እና ሥራዎቹን እነዚያ ያደርጋሉ። ወአንተም ለራስህ አስብ ከሁሉ ሕዝብ ኃያላንን ሰዎች፤ እግዚአብሔርን የሚፈሩ፡ ጻድቃንን ሰዎች፡ ትዕቢትን የሚጠሉ፡ ወትሾማለህ በላያቸው የሺዎች አለቆችን ወየመቶዎች አለቆችን ወየሃምሳዎች አለቆችን ወየአሥሮች አለቆችን። ወደኩንኑ ዘሕዝብ ኩሎ ሰዓት፤ ዘግና ቃል ዘከቢድ ያዕርጉ ላዕሌከ፤ ዘግና ንኡሳን ዘፍትሐት ደኩንኑ እሙንቱ፤ ወያቀልሉ እምኔከ፤ ወደረድኡከ። ይህን ቃል ብታደርግ፤ አምላክ ያጠናክርሃል፤ እና መቆም ትችላለህ፤ እናም ይህ ሁሉ ሕዝብ ወደ የራሱ ቦታ በሰላም ይመጣል። ሙሴ ግን የአማቱን ድምፀ ሰማ፤ እናም ለእርሱ የተናገረውን ሁሉ አደረገ። ሙሴም ኃያላን ሰዎችን ከመላ እስራኤል መረጠ፤ እነርሱንም በላያቸው የሺህ አለቆችን፤ የመቶ አለቆችን፤ የሃምሳ አለቆችን እና የአሥር አለቆችን አደረገ። እና ለሕዝቡ

በሁሉ ሰዓት ፈረዱ፤ ሁሉንም ከባድ ቃል ግን ወደ ሙሴ አመጡ፤  
ሁሉንም ቀላል ቃል ግን አነርሱ ፈረዱ። ሙሴ ግን የራሱን ሰው ልጅ ላከ፤  
እና ወደ ምድሩ ሄደ።

19

በሦስተኛው ወር የአስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ከወጡበት ቀን  
ጀምሮ፣ በዚህ ቀን ወደ ሲና በረሃ መጡ። ወሐሩ፣ አምራካዊነት፣  
ወመጽኦት፣ ውስተ፣ ገዳሙ፣ ሲና፣ ወጎደረ፣ ህዳ፣ አስራኤል፣ ቅድመ፣ ደብር።  
እና ሙሴ ወደ አግዚአብሔር ተራራ ወጣ፤ እና አግዚአብሔር  
ከተራራው ጠራው አያለ፤ እነዚህን ነገሮች ለያዕቆብ ቤት ተላለህ፤ እና  
ለአስራኤል ልጆች ታውጃለህ። እናንተ ራሳቸው አይታዩም ለግብጻውያን  
ምን ያህል እንዳደረግሁ፤ እና እንደ የንስር ክንፎች ላይ ወስኜ እናንተን፤  
ወደ እኔ ራሴ አቀረብኳቸው። እና አሁን በመስማት ድምፁን ብትሰሙ እና  
ኪዳኔን ብትጠብቁ፤ ከሁሉ አሕዛብ ልዩ ሕዝቤ ትሆኑኛላቸው፤  
ምክንያቱም ምድር ሁሉ የእኔ ናት። አንተም ግን ለእኔ የንጉሣዊ ካህናት  
እና ቅዱስ ሕዝብ ትሆናላቸው፤ እነዚህን ቃላት ለአስራኤል ልጆች  
ተላለህ። ሙሴ መጣ፤ የሕዝቡን አረጋውያን ጠራ፤ እና አግዚአብሔር  
ያዘዛቸውን እነዚህን ሁሉ ቃላት ለአነርሱ አስቀመጠ። መለሰ ግን ሁሉ  
ሕዝቡ በአንድ ልብ እና አሉ፣ ሁሉ ምን ያህል አለ አምላክ እናደርጋለን እና  
እንሰማለን። አቀረብ ግን ሙሴ እነዚህን ቃላት ወደ አምላክ። ተናገረ  
አግዚአብሔር ወደ ሙሴ፤ እነሆ እኔ ወደ አንተ በደመና ዓምድ  
እመጣለሁ፤ ሕዝቡ ከአንተ ጋር እያወራሁ እንዲሰማ እና ለዘላለም  
ያምኑህ። ሙሴም የሕዝቡን ቃላት ለአግዚአብሔር አሳወቀ።  
አግዚአብሔር ግን ለሙሴ እንዲህ አለው፤ ወርደህ ለሕዝቡ አስጠንቅቅ፤  
ዛሬና ነገ አንጻቸው፤ እና አልባሳቸውን ይሕጸቡ። እና ለሦስተኛው ቀን  
ዝግጁ ይሁኑ፤ እንግዲህ በሦስተኛው ቀን አግዚአብሔር በሲና ተራራ  
ላይ፣ በሁሉ ሕዝብ ፊት ይወርዳል። ወአንተ ትለይ ዘሕዝብ በዙሪያ እንደ  
ትብል፣ ተጠንቀቁ ለነፍስክሙ ዘኢትዕርጉ ውስተ ተራራ ወዘኢትገስቡ  
ምንተኒ እምኔሁ። ኩሉ ዘመለክ ተራራ በሞት ይመውት። እጁ  
አይነካውም፤ በድንጋዮች ይወገራል ወይም በቀስት ይተኮሳል፤ እንስሳም

ሆነ ሰው አይኖርም፤ ድምፆቹና ጥሩምባዎቹና ደመናው ከተራራው ሲሄዱ፣ እነዚያ ወደ ተራራው ይወጣሉ።

ወረደ ደግሞ ሙሴ ከተራራ ወደ ሕዝቡ፣ ወቀደሰ እሙንቱ፣ ወጎፀቡ አልባሲሆሙ። ወደቤሎሙ፣ ለሕዝብ፣ ኩኑ፣ ድሉዋን፣ ሠለስተ፣ መዋዕለ፣ ወኢትቅረቡ፣ ብእሲተ። ሆነ እንግዲህ በሣልስት ቀን ንጋት ሲመጣ፣ ድምፃትና መብረቃትና ጨለማ ደመና በሲና ተራራ ላይ ሆኑ፣ የመለከት ድምፅ በታላቅ ጮኸ፣ እናም በሰፈሩ ውስጥ ያለው ሕዝብ ሁሉ ደነገጠ። እና ሙሴ ህዝቡን ከካምፑ አወጣ ወደ እግዚአብሔር ስብሰባ፣ እና በተራራው ስር ቆሙ። ተራራው ሲና ሙሉ በሙሉ ያጨሰ፣ በምክንያት አምላክ በአሳት ላይ እሱ መውረዱ፣ እና ጢስ ወጣ እንደ ጢስ አቶን፣ እና ሁሉ ህዝብ በጣም ደነገጠ። ሆኑ ግን የመለከቱ ድምፃት እየገሰጹ በጣም ጠንካራ። ሙሴ ተናገረ፣ አምላክ ግን በድምፅ መለሰለት። ወረደ ግን እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ በተራራው ጫፍ ላይ፣ እና እግዚአብሔር ሙሴን በተራራው ጫፍ ላይ ጠራው፣ እና ሙሴ ዐረገ። እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ አለው እያለ፡ ወርደህ ለሕዝቡ አስጠንቅቅ፣ ምናልባት ወደ እግዚአብሔር ለማየት ቢቀርቡ፣ ከእነርሱ ብዙዎቹ ይወድቃሉ። ወካህናት፣ አለ፡ ይቀርቡ፣ ጎብ፡ እግዚአብሔር፣ አምላክ፡ ይትቀደሱ፡ ከመ፡ ኢደሴስል፡ እግዚአብሔር፡ እምነሆሙ።

ወአለ፡ ሙሴ፡ ጎብ፡ እግዚአብሔር፡ ኢደክል፡ ሕዝብ፡ ደዕርግ፡ ጎብ፡ ደብረ፡ ሲና፡ እስመ፡ አንተ፡ አስተማክርክነ፡ እንዘ፡ ትብል፡ ፈልጥ፡ ደብረ፡ ወአቅድሶ። ጌታ ግን እንዲህ አለው፡ ሂድ፡ ውረድ፡ እና አንተና አሮን ከአንተ ጋር ውጡ፣ ካህናቱና ሕዝቡ ግን ወደ እግዚአብሔር ለመውጣት እንዳይገደዱ፣ ጌታ ከእነርሱ መካከል እንዳያጠፋ። ሙሴ ደግሞ ወደ ሕዝቡ ወረደ እና ተናገራቸው።

ወነገረ እግዚአብሔር ኩሎ ዘንተ ቃላት እንዘ ይብል። እኔ ጌታ አምላክህ ነኝ፣ ዘአወጣሁህ ከግብጽ ምድር፣ ከባርነት ቤት። ከእኔ በስተቀር ሌሎች አማልክት ለአንተ አይኖሩም። አይትስራ ለራስህ ምስለ፣

ወአይኑ ኩሉ መምሳሌ፣ ዘ በ ሰማይ ላዕሉ፣ ወዘ በ ምድር ታሕቱ፣ ወዘ በ ማያት ታሕተ ምድር። አይ ታመልክ ላቸው፣ ወአይ ታገልግል ላቸው፣ እኔ ለ እኔ እም እግዚአብሔር አምላክህ፣ አምላክ ቀናተኛ፣ የሚመልስ ኃጢአተ አባቶቹ ላይ ልጆቹ፣ እስከ ሦስተኛ እና አራተኛ ትውልድ ለእነዚያ ጠላቶቹ። ወያደርግ፡ም ሕረተ፡እስከ፡ጊሕ፡ለእሉ፡ያፈቅሩ፡። ወለእለ፡ ደዕቀቡ፡ትአዛዛትዮ። የእግዚአብሔር አምላክህን ስም በከንቱ አትውሰድ፣ ለእርሱ ስም በከንቱ የወሰደውን እግዚአብሔር አምላክህ አያነጻውም። ዘክር፡ መዓልተ፡ ሰንበትከ፡ ለቅዳሴሃ። ስጅስት ቀናት ትሠራ፣ እና ሁሉንም ስራዎቹህን ትሰራ። ዘእንመ ግን በሰባዕቱ ዕለት፣ ሰንበት ለእግዚአብሔር አምላክከ ውኑቱ፣ ኢትግበር በዛ ዕለት ዘበ ግብር አንተ፣ ወወልድከ፣ ወወለትከ፣ ወግብርከ፣ ወአመትከ፣ ወላህምከ፣ ወእንስሳከ ዘይጸዋር፣ ወኩሉ እንስሳከ፣ ወመጻኢ ዘይነብር ኅቤከ። በስጅስት ቀናት ለእግዚአብሔር ሰማይንና ምድርንና ባሕርንና ሁሉንም በእነርሱ ያሉትን አደረገ፣ እና በሰባተኛው ቀን አረፈ፤ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ባረከ፣ እና አቀደሰው። አባትህን እና እናትህን አክብር፣ ስለዚህ ለአንተ መልካም ይሆንልህ እና በመልካም መሬት ላይ ረጅም ዘመን ትኖራለህ፣ እርሱም ጌታ አምላክህ ለአንተ የሚሰጥህ ነው። አይዘምድ። አይትስረቅ። አትግደል። በጎረቤትህ ላይ ሐሰተኛ ምስክርነት አትመስክር። የጎረቤትህን ሚስት አትመኛ፣ የጎረቤትህን ቤት አትመኛ፣ ወይም የእርሱን ሜዳ፣ ወይም የእርሱን ልጅ፣ ወይም የእርሱን ገረድ፣ ወይም የእርሱን በሬ፣ ወይም የእርሱን የጫና እንስሳ፣ ወይም የእርሱን ሁሉ እንስሳ፣ ወይም ለጎረቤትህ የሆነ ምንም አትመኛ።

ወ ኩሉ ሕዝብ ርእዮ ቃለ ወ መብራህተ ወ ቃለ መለኮተ ወ ደብረ ዘያጨስ፣ ተፈርህ ግን ኩሉ ሕዝብ ወ ቆሙ እምርሑቅ ። ወአት፡ ኅበ፡ ሙሴ፡ ተናገር፡ አንተ፡ ለነ፡ ወአይተናገር፡ ኅበነ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ አንሙት። ወይላቸው ሙሴ፡ ተጽናኑ፡ እግዚአብሔር ለመፈተን እናንተን ወደ እናንተ መጣ፡ ፍርሃቱ በእናንተ እንዲሆን፡ እንዲ አትበድሉ። ሕዝቡ ግን ከርቀት ቆመ፡ ሙሴ ግን ወደ ጨለማው ገባ፣ አምላክ የነበረበት። እንዲህም እግዚአብሔር ወደ ሙሴ አለ፡ እነዚህን ነገሮቹ ለያዕቆብ ቤት ተላለህ፣ እና ለእስራኤል ልጆቹ ታውጃለህ፣ እናንተ አይታቸዱል፤

ምክንያቱም ከሰማይ ወደ አናንተ ተናግረዋል። አታደርጉ ለአናንተ ለራሳችሁ አማልክት ብር፤ እና አማልክት ወርቅ አታደርጉ ለአናንተ ለራሳችሁ። ምሥዋዕ እምነ መሬት ትገብሩ ሊተፈፍ ወትሠውዑ ላዕሌሁ መሥዋዕተ ምሥራቅ የእምሮ፣ ወመሥዋዕተ መድኃኒት የእምሮ፣ ወአባግዕ የእምሮ፣ ወአሕጻነ ላህም የእምሮ በኩሉ መካኒ ጎበ እስመደ ስምዖ ህዩ፣ ወአመጽኦ ጎቤክ፣ ወአባርክ ከ። ግን ከሆነ መሠዊ ከድንጋዮቹ ታደርግልኝ፣ እነርሱን የተቆረጡ አትሥራ፣ ስለዚህ ሰይፍህን ወደዋል ላይ እነርሱ፣ እና ተረክሰዋል። በደረጃዎቹ ወደ መሠዊያዬ አትውጣ፣ እንዲሁም ዐርቃንነትህን በላዩ እንዳታጋልጥ።

21

እና እነዚህ ኣዋጆች ናቸው፡ ኣንተ በፊታቸው የምታቀርባቸው። ዕብራዊ ልጅ ብታገኝ፣ ስድስት ዓመታት ይገለግልሃል፤ በሰባተኛው ዓመት ግን በነፃ ስጦታ ይወጣል። እርሱ ብቻውን ከገባ፣ ብቻውን ይወጣል፣ ግን ሴት ከእርሱ ጋር ከገባች፣ ሴቱም ከእርሱ ጋር ትወጣለች። እና ግን ጌታው ሴት ቢሰጠው፣ እና ወንዶቹን ወይም ሴቶቹን ብትወልድለት፣ ሴቱና ልጆቹ የጌታው ይሆናሉ፣ እርሱ ግን ብቻውን ይወጣል። ባሪያው ግን መልስ ሰጥቶ፣ ጌታዬን፣ ሚስቴን እና ልጆቼን ወድጄአለሁ፣ ነፃ ሆኜ አልሄድም ቢል፣ ጌታው ወደ አግዚአብሔር መመዘኛ ያመጣዋል፣ እና ከዚያ ወደ በሩ ወይም መድረኩ ያመጣዋል፣ እና ጌታው ጁሮውን በመርፌ ይወጋዋል፣ እና ለዘላለም ያገለግላል።

ከሆነ እንከን አንድ ሰው የራሱን ሴት ልጅ እንደ አገልጋይ ቢሸጥ፣ እንደ ሴት ባሪያዎቹ እንደሚወጡ አትወጣም። ብትሆን ለጌታዋ ደስ ካላሰኛት፣ ወይም ለእርሱ ያስማማት፣ ደቤዳት እርሷን። ለባዕድ ሕዝብ ግን እርሷን መሸጥ ጌታ አይደለም፣ ምክንያቱም በእርሷ ላይ ሰበረ። ግን ለልጁ ቢያስጋባት፣ እንደ ሴቶቹ ሕግ ያደርግላታል። ግን ሌላ ለራሱ ከወሰደ፣ አስፈላጊውን እና ልብሱን እና ግንኙነቷን አይነፍጋትም። ግን ከሆነ እነዚህን ሦስቱ ለእርስዋ ካላደረገ፣ ያለ ብር በነጻ ትወጣለች። ግን አንድ ሰው አንድን ሰው ቢመታው እና ቢሞት፣ በሞት ይገደል። ዘአንበለ ፈቃዱ ግን፣ አምላክ አሥላመ ውስተ አደዊሁ፣ እሁበከ መካነ ዘይጎዎ

ህፃ ዘቀተለ። ግን ከሆነ አንድ ሰው ጎረቤቱን በማጭበርበር ለመግደል ያጠቃ እና ደሸሸ፣ ከመሠዊያዬ ትወስዷው ለመግደል። ማን አባቱን ወይም እናቱን የመታ በሞት ይገደል። ዘይነግር እኩዮ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ፡ በሞት ይመውት ። ማንም ከእስራኤል ልጆቹ አንዱን የሰረቀ፣ እና ያሸበረው እና የሸጠው፣ እና በእሱ ተገኘ፣ በሞት ይሙት። ከሆነ ግን ሁለት ሰዎች ይሳዷቸው እና ጎረቤታቸውን በድንጋይ ወይም በጠጫ ይምቱ፣ እና ባይሞትም፣ ግን በአልጋው ላይ ይተኛ፣ ብሎ ሰው ተነሥቶ በበትር ውጪ ይመላለስ፣ ሙቱ ንጹሕ ይሆናል፣ ነገር ግን የእርሱን ስራ ማጣት ይከፍላል፣ እና የሕክምና ወጪውን። ከሆነ እና አንድ ሰው ልጁን ወይም ወጣት ሴቱን በበትር ቢመታ እና በእጆቹ ቢሞት በፍትህ ይበቀላል። ግን አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ቢተርፍ፣ አይቀጣ፣ ምክንያቱም ብሩ የእሱ ነው። ግን ሁለት ሰዎች ቢሞቱ እና እርግዝና ያላትን ሴት ቢሙቱ፣ ልጁም ያልተቀረፀ ሆኖ ቢወጣ፣ ጉዳት ይደርስበታል፣ የሴቲቱ ባል እንደሚጥልበት፣ በግምት ይሰጣል። ግን ቅርጽ የተሰጠው ከሆነ፣ ነፍስ በነፍስ ምትክ ይሰጣል። ዓይን ምትክ ዓይን፣ ጥርስ ምትክ ጥርስ፣ አጅ ምትክ አጅ፣ አግር ምትክ አግር። ማቃጠል በማቃጠል ምትክ፣ ቁስል በቁስል ምትክ፣ ጠባሳ በጠባሳ ምትክ። ከሆነ እና አንድ ሰው የባሪያውን ዓይን ወይም የአገልጋይቱን ዓይን መትቶ ካሳወረው፣ በዓይናቸው ምትክ ነፃ አድርጎ ይልካቸዋል። ግን ከሆነ የአገልጋዩን ጥርስ ወይም የአገልጋይቱን ጥርስ ቢያወጣ፣ በጥርሳቸው ምትክ ነፃ አድርጎ ይልካቸዋል። ግን ቢያጠቃ በቀንድ በሬ ሰውን ወይም ሴትን እና ቢሞት፣ በድንጋይ ይወገር በሬው፣ እና ሥጋው አይበላም፣ ግን የበሬው ጌታ ንጹህ ይሆናል። ግን ላም በሬ ቀንዳ ቀዳጅ ከትናንት በሬት እና ከሦስተኛው በሬት ቢሆን፣ እና ለጌታው ቢመሰክሩ፣ እና አያስወግደው፣ ግን ወንድ ወይም ሴት ቢገድል፣ ላም በሬ በድንጋይ ይወገር፣ እና ጌታው ይገደል። ግን ቤዛ ከተጣለበት፣ የነፍሱን ቤዛ ይሰጣል በምን ያህል እንደተጣለበት። ግን ልጁን ወይም ሴት ልጁን ቢወጋ፣ እንደዚህ ሕግ ይደረግለት። ግን ላሙ ልጁን ወይም ወጣት ሴትን ቢወጋ፣ ለጌታቸው ሰላሳ ዲድራክማ ብር ይሰጣል፣ እና ላሙ በድንጋይ ይወገራል። እንተ ደ ሰብ ካኖደክሴይ ጉድጓድ ወይም ይቆፍር ጉድጓድ፣ ወ አይሸፍኖ፣ ወ ይወድቅ ህፃ ጥጃ ወይም አድጊ። የጉድጓዱ ጌታ ይከፍላል፣ ብር ለጌታቸው ይሰጣል፣ የሞተው ግን የእርሱ ይሆናል። ብሆን ግን የአንድ ሰው በሬ የጎረቤቱን በሬ ቢነቅዝ እና

ቢሞት፣ የሚኖረውን በሬ ይሸጡ እና ብሩን ይከፋፈሉ፣ እንዲሁም የሞተውን በሬ ይከፋፈሉ። ግን ወሩ ቀንደኛ መሆኑ ከተናነተ በፊት እና ከሦስተኛው ቀን በፊት ከታወቀ፣ እና ለጌታው ተመስክሮላቸው፣ እና እሱን ካላወገደው፣ ወርን በወሩ ምትክ ይከፍላል፣ የሞተው ግን የእሱ ይሆናል።

ማንም ሰው ጥጁ ወይም በግ ሰርቆ ቢጨፈጭፈው ወይም ቢሸጠው፣ በአንድ ጥጁ ምትክ አምስት ጥጁቸን እና በአንድ በግ ምትክ አራት በጎቸን መክፈል አለበት።

22

ብሆን ግን ዘ ሌባ በመቆፈሪያ ውስጥ ተገኝቶ ተመትቶ ቢሞት፣ ለእርሱ ግድያ አይደለም ። ግን ፀሐይ በላዩ ከወጣ ተጠያቂ ነው፣ በምላሽ ይሞታል። ግን ለእሱ ከሌለው፣ በሰርቆቱ ምትክ ይሸጥ። ግን ከሆነ ሰርቆቱ ተተወ እና በእጁ ውስጥ ተገኘ፣ ከአህያ አስከ በግ ድረስ ሐያው፣ ድርብ እነሱን ይከፍላል። ከሆነ አንድ ሰው ሜዳን ወይም የወይን ቦታን ካሰማ፣ እና እንስሳውን ለቶ ሌላ ሜዳ እንዲገዛ ካደረገ፣ ከሜዳው ፍሬ መሠረት ይከፍላል፤ ከሆነ ግን ሁሉን ሜዳ ካሰማ፣ የሜዳው መልካም ነገሮች እና የወይን ቦታው መልካም ነገሮች ይከፍላል። ግን አሳት ወጥቶ እሾህን ካገኘ እና እርከቦቹን ወይም ስንብልን ወይም ሜዳን በተጨማሪ ካቃጠለ፣ እሳቱን ያቀጣጠለው ይከፍላል።

እንደ አንድ ሰው ለጎረቤቱ ብር ወይም ዕቃዎቹን ለመጠበቅ ቢሰጥ፣ እና ከሰውየው ቤት ቢሰረቅ፣ ሌባው ቢገኝ፣ ድርብ ይከፍላል። ብሎ ግን ሰራቁ ካልተገኘ፣ የቤቱ ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል፣ እናም በባልንጂራው ተቀማጭ ሁሉ ላይ እርሱ እንዳልበደለ በእውነት ይምላል። በእያንዳንዱ የተነገረ ወንጀል፣ ስለ ጥጁ፣ እና የጫና እንስሳ፣ እና በግ፣ እና ልብስ፣ እና ስለ ሁሉ የተጠየቀ ጥፋት፣ ምንም ቢሆን፣ የሁለቱም ፍርድ በአምላክ ፊት ይመጣል፣ እና በአምላክ የተያዘው ለጎረቤቱ ድርብ ይከፍላል። ብዩ ግን ማንም ለጎረቤቱ የጫኔ እንስሳ ወይም ጥጁ ወይም በግ ወይም ማንኛውም እንስሳ ለመጠበቅ ቢሰጥ፣ እና ቢሰበር ወይም

ቢሞት ወይም ምርኮኛ ቢሆን፣ እና ማንም ባያውቅ፣ መሐላ የእግዚአብሔር በሁለቱም መካከል ይሆናል፣ እርሱ በጎረቤቱ ተቀማጭ ላይ በአጠቃላይ በክፉ እንዳልተገበረ፣ እና እንዲህ ጌታው ይቀበላል፣ እና አይከፍልም። ግን ከእርሱ ቢሰረቅ፣ ለጌታው ይከፍላል። ብዩ ግን በአውሬ የተበላ ከሆነ፣ ወደ አደኑ ያመጣዋል፣ እና አይከፍልም። ብዩ ግን አንድ ሰው ከጎረቤቱ ይጠይቅ፣ እና ይሰበር ወይም ይሞት ወይም ምርኮኛ ይሆን፣ ጌታው ግን ከእርሱ ጋር ባይሆን፣ ይከፍል። ግን ጌታው ከእርሱ ጋር ከሆነ አይከፍልም፣ ግን ከተቀጠረ ሰራተኛ ከሆነ፣ ለእርሱ የደመወዙ ምትክ ይሆናል።

ግን አንድ ሰው ያልተለመነኛ ድንግልን ካታለለ እና ከእርሷ ጋር ከተኛ፣ በሰርግ ያስገባት ለእርሱ ሚስት። ግን አባቷ አየነቀፈ ቢነቅፍ እና እርሷን ለእርሱ ሚስት ሊሰጥ ካልፈለገ፣ እንደ ድንግሎቹ ሰርጋ ምን ያህል እንደሆነ ብር ለአባት ይከፍል። ጸዋሪያን አይትሐይወ። ኩሉ ዘይሰክብ ምስለ እንስሳ በሞት ትቀትልዎሙ። ለአማልክት የሚያስገድድ በሞት ይጠፋል፣ ለእግዚአብሔር ብቻ በስተቀር።

ወመጻተ፡ ኢትጎድኩ፡ ወኢትጨቁኑ፡ ኪያሁ፡ እስመ፡ መጻተ፡ ጎበርክሙ፡ በምድረ፡ ግብጽ። ሁሉን መበለት እና ድንኳን አትጎዱ። ግን በክፋት ብታሳዝኗቸው፣ እና ጮኸው ወደ እኔ ቢጮኹ፣ በእርግጥ ድምፃቸውን አሰማለሁ። እና በቁጣ አቆጣለሁ፣ እናንተንም በሰይፍ እገድላቸዋለሁ። ሴቶቻቸውም መበለቶቹ ይሆናሉ፣ ልጆቻቸውም ወላጅ አልባዎቹ ይሆናሉ። እንተ ብሩር ለሐዘንከ ለእሳትከ ለድኩም ዘጎቤከ፣ ኢትኩኖ ትጸቅጦ፣ ኢትሰይሞ ላዕሌሁ ወለት። ከሆነ ግን የጎረቤትህን ልብስ በሞስትና ከወሰድክ፣ ከፀሐይ መግባት በፊት ለእርሱ ትመልሰሞለህ። ይህ የእርሱ መሸፈኛ ነው፣ ይህ ብቻ የእርሱ የዕርቃንነት ልብስ ነው፣ በምን ይተኛል? ስለዚህ ከሆነ ወደ እኔ ቢጮኹ አሰማሞለሁ፣ ለምክንያቱም ርሳሩሳ ነኝ። አማልክትን በክፉ አትናገር፣ እና የህዝብህን መሪ በክፉ አትናገር። የመጀመሪያ ፍሬዎቻን ከእርስዎ ማረሻ ወለል እና ከወይን ጭማቂ ማውጫ አትዘገዩ፣ የመጀመሪያ ልጆቻዎን ለእኔ ትሰጡኛላቸው። እንደዚህ ታደርጋለህ ጥጁህን እና በግህን እና እንስሳ ጫኝህን፣ ሰባት ቀናት በእናቱ ዘንድ ይሆናል፣ ግን በስምንተኛው ቀን

ትመልስልኛለህ። እናንተም ቅዱሳን ሰዎች ትሆኑልኛላችሁ፤ በአውራ  
የተገደለ ሥጋ አትብሉ፤ ለውሻ ጣሉት።

23

ሰማይ ከንቱን አትቀበል፤ ከዐማፂው ጋር ዐማፂ ምስክር ለመሆን  
አትስማማ። አንተ ከብዙዎች ጋር በክፋት አይሆንም፤ ከብዛት ጋር  
አይታከልም ከብዙዎች ጋር ለማዘር፤ ፍርድን እንዲያጣምም።  
ወድኩመኒ አይትምሐሮ በፍርድ። ካለ ግን የጠላትህን ላም ወይም  
የእርሱን እንሰሳ ጫኛ እየተቀበዘበዙ ብታገኝ፤ መልሰህ ለእርሱ  
ትመልስለት። ከሆነ ግን የጠላትህን የጫኔ እንሰሳ በጭነቱ ወድቆ ካየህ፤  
አትልፈው፤ ግን ከእርሱ ጋር ታነሳለህ።

አይ ትበጣጥስ ፍርዷ ድሀ በፍርዷ። ከኩሉ ቃል ዘኢጽድቅ ትርሐቅ፤  
ንጹሐ ወጻድቀ ኢትቅትል፤ ወኢትጻድቅ ረሲዐ በእንተ ስጦታት።  
ወስጦታዎችን አትወስድ፤ ስለዚህ ስጦታዎች ያሳውራሉ የሚያዩትን  
አይኖች፤ ወያጠፋል ጻድቃንን ቃላት። እና መጻተኛን አትጨቁኑ፤ እናንተ  
ታውቃላችሁ ነፍሱን የመጻተኛን፤ እናንተ እራሳችሁ መጻተኞች  
ነበራችሁ በምድረ ግብጽ። ስድስት ዓመታት ምድርህን ትዘራለህ፤ እና  
ውጤቶቿን ትሰበስባለህ። በሰባተኛው ዓመት ግን መልቀቅ ታደርጋለህ፤  
እና ትለቅቃታለህ፤ እና የሕዝብህ ድሆች ይበላሉ፤ የቀሩትን ግን የዱር  
አውራጃዎች ይበላሉ፤ የወይን ቦታህንና የዘይት ቦታህን እንደዚህ  
ታደርጋለህ። ለስድስት ቀናት ስራህን ትሰራለህ፤ ነገር ግን በሰባተኛው ቀን  
እረፍት ነው፤ ላምህ እንዲያርፍ፤ እና ጫማህ እንዲያርፍ፤ እና የገረድህ  
ልጅ እና መጻተኛው እንዲያድሱ። ሁሉንም እንደ ነገርኋችሁ ጠብቁ፤ እና  
የሌሎች አማልክት ስም አትታወሱ፤ ወይም ከአፋችሁ አይሰማ።

ሦስት ጊዜያት በዓመቱ ለእኔ ተዓውቱ። የማስዋር እንጂራ በዓልን  
ጠብቁ ለማድረግ፤ ሰባት ቀናት ማስዋር እንጂራ ትበሉ፤ እንደ አዘዘኩህ  
መሠረት የአዲስ ወር ጊዜ፤ በእርሱ ከግብጽ ወጣህ፤ ባዶ ሆነህ በፊቱ  
አትታይ። ወበዓለ መከር በኩረ ፍሬ ትገብር ዘግብርከ፤ ዘእመ ትዘራ  
ውስተ ገራህትከ፤ ወበዓለ ፍጻሜ ውስተ ውጽአት ዘዓመት ውስተ ጉባኤ

ዘግብርክ ዘእምነ ገራህትኩ። ሦስት ጊዜያት በዓመቱ ይታያል ኩሉ ወንድ  
ናትክ በፊተ እግዚአብሔር አምላክኩ። ሲ እወጣ ለአሕዛብ እምገጽክ  
ወእሰፋ ደወልክ። ኢትሠውኦ ላዕላ እርሾ ደመ ዕጣንየ። ወኢይሰክብ  
ስብሐ በዓልየ እስክ ጽባሕ። የመጀመሪያዎቹን ፍሬዎቹ  
የመጀመሪያዎቹን ምርቶቹ የምድርህን ወደ እግዚአብሔር የአምላክህ  
ቤት ታመጣለህ፤ በግን በአናቱ ወተት አትቀቅልም። ወ አንሆ እኔ አልክ  
መልአክየ በፊተ ገጽክ ከመ ደጠብቀክ በመንገድ ከመ ያመጣክ ወደ  
ምድር እንተ አዘጋጀሁ ለክ። ለራስህ ተጠንቀቅ፤ ለእርሱም አድምጥ፤  
ለእርሱም አትታዘዝ፤ ምክንያቱም አይመልስህም፤ ስሜ በእርሱ ላይ  
ነውና። እንተ በሰማዕ ሰማዕክሙ ዘእምኔየ ቃል፤ ወገበርክ ኩሎ  
ዘአዘዘኩክ፤ ወሐፃጽክሙ ዘኪየየ ኪዳን፤ ትኩኑ ሊተ ሕዝብ ሳረይ  
እምኩሉ አሕዛብ፤ እስመ ዚአየ ይእቲ ኩሉ ምድር። ወአንተሙ ሰ ትኩኑ  
ሊተ መንግሥተ ካህናት፤ ወሕዝብ ቅዱስ። ዘንተ ቃላት ትብል ለደቂቀ  
እስራኤል። እንተ በሰማዕ ሰማዕክሙ ዘኪየየ ቃል፤ ወገበርክሙ ኩሎ  
ዘአብል ለክ፤ አፀልእ ለፀርክ፤ ወአትቃወም ለእለ ይትቃወሙክ።  
መልአኬዬ መሪህ ሆኖ ይሄዳል፤ እና አንተን ወደ አሞራዎቹ እና  
ኬጤዎቹ እና ፊሬዜዎቹ እና ከነዓናውያን እና ጊርጊሴዎቹ እና  
ኬዋውያን እና የቡሴዎቹ ያስገባሃል፤ እና እነርሱን አጠፋቸዋለሁ።  
ለአማልክቶቻቸው አትስገድላቸው፤ ወይም አታገልግላቸው፤ እንደ  
ሥራዎቻቸውም አታድርግ፤ ነገር ግን በማፍረስ ታፈርሳቸዋለህ፤ እና  
በመሰባበር ዓምዶቻቸውን ትሰብራቸዋለህ። ወትገልግል እግዚአብሔር  
አምላክህ፤ ወእባርክ እንጂራህን ወወይንህን ወማይህን፤ ወእመልስ  
ሕማምን እምኔክሙ። በምድርህ ላይ ያልወለደ ወይም ያልወለደች  
አይኖርም፤ የቀናትህን ቁጥር አሞላለሁ። ወፍርህን እኔ አፊት ቅድመ  
ገጽክ፤ ወእደንግጽ ኩሎሙ አሕዛብ እለ ትበውኦ ሳቤሆሙ፤ ወኩሎሙ  
ፀራዊከኒ እረስዮሙ ስደተኛነ። እናም የአንተን ቀዳሚ ንስር በትሮቹ  
እልካለሁ፤ እናም አሞራውያንን፤ ሄዋውያንን፤ ከናናውያንን እና  
ኬታውያንን ከአንተ ታስወጣለህ። አልወጣቸውም በአንድ ዓመት፤ ምድር  
ባዶ እንዳትሆን፤ እና የምድር አራዊት ላይህ እንዳይበዙ። በተንሹ  
እነርሱን ከአንተ አባረራቸዋለሁ፤ እስከ ትበዛና ምድሩን እስክትወርስ  
ድረስ። እናም እሰጣለሁ ድንበሮቹህን ከቀይ ባሕር እስከ  
የፍልስጤማውያን ባሕር፤ እና ከምድረ በዳ እስከ ታላቁ ወንዝ

ዩፍራጤስ፣ እናም አሰጣለሁ በአጃቻቸው በምድሩ ነዋሪዎቻችን፣ እናም እውጣቸዋለሁ ከአንተ። ላቸው አይተስማማ እና ለአማልክታቸው ቃል ኪዳን አትግባ። ወአይቀመጡ፣ በምድርከ፣ እንጂ፣ አይታገቡኩ፣ ጎብ፣ አኔ፣ እስሙ፣ አሙ፣ ተገልገል፣ አማልክቲሆሙ፣ አሉ፣ ይሆኑ፣ ለከ፣ መሰናቀል።

24

እናም ለሙሴ አለ፦ ውጣ ወደ እግዚአብሔር አንተና አሮን፣ ናዳብና አቢሁ፣ እንዲሁም ሰባ ከእስራኤል ሽማግሌዎቻችን፣ ከርቀትም ለእግዚአብሔር ይስጡ። እና ሙሴ ብቻው ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል፣ እነርሱ ግን አይቀርቡም፣ ህዝቡም ከእነርሱ ጋር አይወጣም። ሙሴ ገባ እና ሁሉንም የእግዚአብሔርን ቃላት እና ሕጎች ለሕዝቡ ተናገረ፤ ሕዝቡም ሁሉ በአንድ ድምፅ መለሱ እያሉ፦ እግዚአብሔር የተናገራቸውን ቃላት ሁሉ እናደርጋለን እና እንሰማለን። እና ሙሴ የእግዚአብሔርን ሁሉ ቃላት ጻፈ ። ሙሴ በማለዳ ቀደም አድርጎ ተነሳና በተራራው ስር መሠዊያ ሠራ ፣ እና ለእስራኤል አሥራ ሁለት ነገዶች አሥራ ሁለት ድንጋዮች አቆመ ። እና የእስራኤል ልጆቹ ወጣቶቻችን ላከ፣ እና ሙሉ ማቃጠያዎቻችን አቀረቡ፣ እና የሰላም መስዋዕት ጥጃዎቻችን ለአምላክ ሰዉ። ሙሴ ግን የደሙን ግማሽ ወስዶ ወደ ማንቆርቆሪያዎቻችን አፈሰሰ፣ የደሙን ግማሽ ደግሞ ወደ መሠዊያው አፈሰሰ። ወአንሥክ መጽሐፈ ኪዳን ወነበበ ውስተ እዝኖሙ ለሕዝብ፣ ወይቤሉ፣ ኩሎ ዘተናገረ እግዚአብሔር ንገብር ወንሰምዕ። ሙሴም ደሙን ወስዶ በሕዝቡ ላይ አረጩና እንዲህ አለ፦ እነሆ፣ ይህ የኪዳኑ ደም ነው፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለእነዚህ ሁሉ ቃላት ያደረገው።

ወወጠነ፣ ሙሴ፣ ወአሮን፣ ወናዳብ፣ ወአቢሁ፣ ወሰብባ፣ እምልሂቃነ፣ እስራኤል። እናም አየሁ የእስራኤል አምላክ የቆመበትን ቦታ፣ እና በእግሮቹ ስር ያለው እንደ የሰንፊር ጡብ ሥራ ነበረ፣ እናም እንደ የሰማይ ጠፈር ምስል በንፅህናው። ወእምሳረያነ፣ እስራኤል፣ አሕዱኒ፣ ኢሞተ፣ ወተርአዩ፣ በመካነ፣ እግዚአብሔር፣ ወበልዑ፣ ወሰትዩ። እና እግዚአብሔር ለሙሴ አለው፣ ወደ እኔ ወደ ተራራው ውጣ፣ እና አዚያ ሁን፣ እና ለእነርሱ ለማስተማር የጻፍኋቸውን ሕግና ትእዛዞች የያዙትን

የድንጋይ ጽላቶች አሰጥሃለሁ። እና ሙሴ ተነሳና ከአርሱ ጋር የቆመው ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወጡ። ወለአሮጊት፡አሙንቱ፡ደቤሉ፡ ትዕረፍ፡ህየ፡አስከ፡ንገብአ፡ኅቤክሙ፡ወናሁ፡አሮን፡ወሁር፡ምስሌክሙ፡አሙ፡ ለአሐዱ፡ኮነ፡ፍትሐ፡ደትቀረቡ፡ኅቤሆሙ። ወወጣ ሙሴ ወኢየሱስ ውስተ ደብር ፣ ወሸፈነ ደመና ደብሩ ። እና ክብረ እግዚአብሔር ወረደ ላይ ተራራ ሲና፣ እና ደመና ሸፈነው ስድስት ቀናት፣ እና እግዚአብሔር ጠራ ሙሴን በሰባተኛው ቀን ከደመናው መካከል። ውእቱ ደ ምስለ ስብሐተ እግዚአብሔር ከመ አሳት እንተ ትነድድ ላዕለ ርእስ ደብር ቅድመ ውሉደ አስራኤል። ወገባ ሙሴ ውስተ መካከለ ደመና፣ ወዐርገ ውስተ ተራራ፣ ወነበረ ህየ በውስተ ተራራ አርባዓ መዋዕለ ወአርባዓ ሌሊተ።

25

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ይብል። ለአስራኤል ወልዶች አልኩ፣ እና ከሁሉ ሰዎች መጀመሪያ ፍሬዎችን ውሰዱ፣ ለእነማን ልባቸው የሚወሰን፣ እና የእኔን መጀመሪያ ፍሬዎች ትወስዳላችሁ። እና ይህ ነው የመጀመሪያ ፍሬዎች ዘተወስዱት ከእነርሱ፣ ወርቅ፣ ብር እና ነሐስ። እና ሃያሲንት፣ እና ወይን ጠጅ፣ እና ድርብ ቀይ፣ እና የተሸመለመለ ጥሩ ልብስ፣ እና የፍፃሜ ፀጉር፣ እና የበጎች ቆዳዎች ቀይ የተቀባ፣ እና ሰማያዊ ቆዳዎች፣ እና የማይበሰብስ እንጨቶች፣ ወአብራክተ፣ ሰርዲዩ፣ ወአብራክተ፣ ለቀረጽ፣ ለመትከፍት፣ ወለልብስ። ወአንተ ትሠራ ለኔ መቅደስ፣ ወእኔ እትራካይ ውስቴትክሙ። ወትገብር፣ ለኔ፣ በከመ፣ ኩሉ፣ ዘከመ፣ አርአይኩከ፣ በደብር። ምሳሌ፣ ዘደብተራ፣ ወምሳሌ፣ ኩሉ፣ እቃናቲሃ። ከማሁ፣ ትግበር። እና የምስክርነት ሣጥንን ከማይበሰብሱ እንጨቶች ታደርጋለህ፣ ርዝመቱ ሁለት ክንድና ግማሽ፣ ስፋቱ አንድ ክንድና ግማሽ፣ እና ቁመቱ አንድ ክንድና ግማሽ። እናም በንጹህ ወርቅ ትሸፍናት፣ ከውስጥም ከውጭም ትሸፍናት፣ እናም በዙሪያው የተጠመዘዙ የወርቅ ማዕበላትን ታደርግላት። እና ታደርግላታ አራት የወርቅ ቀለበቶችን፣ እና ታደርጋቸው በአራቱ ጎኖች ላይ፣ ሁለት ቀለበቶች በአንድ ጎን ላይ፣ እና ሁለት ቀለበቶች በሁለተኛው ጎን ላይ። አንተ ምሶሶችን ከማይበላሽ እንጨት ትሠራለህ፣ እና በወርቅ ትሸፍናቸዋለህ። ወታስገባ አናፎሬስ

ውስተ ቀለብት አለ ውስተ ጎኖቸ ታቦት ለምንሳክ ታቦት በአሙንቱ።  
በመቀመጫዎቹ የሳጥኑ ዘንጎቹ ያልተንቀሳቀሱ ይሆናሉ። ወትታብክ።  
ውስተ፡ታቦት፡ምስክርነተ፡አለ፡አሁብከ። እና መሸፈኛ ታደርጋለህ፤ የንጹሀ  
ወርቅ መሸፈኛ፤ ሁለት አንዴት እና ግማሽ ርዝመቱ፤ እና አንዴት እና  
ግማሽ ስፋቱ። እና ሁለት ኪሩቤል በተመታ ወርቅ ትሠራ፤ እና እነርሱን  
በመሸፈኛው ሁለቱም ጎኖቹ ላይ ትሠይማለህ። ደሠራሉ አንድ ኪሩብ  
ከዚህ ጎን፤ እና አንድ ኪሩብ ከሁለተኛው ጎን የመሸፈኛው፤ እና ሁለቱን  
ኪሩቤል በሁለቱ ጎኖቹ ላይ ትሠራለህ። ኪሩቤላት ክንፎቻቸውን ከላይ  
እየዘረጉ፤ በክንፎቻቸው መሥዋዕቱን እየጸለሉ ይሆናሉ፤ ገጾቻቸውም  
እርስ በርስ ወደ መሥዋዕቱ የተመለከቱ ይሆናሉ። ወትሠይም መሥዋዕተ  
መስተሣህልት ላዕለ ታቦት አምላዕሉ፤ ወውስተ ታቦት ታወደደ ስምዐተ  
ዘአሁብከ። እና አታወቅ ለከ አምህዳ፤ እና እነግረከ አምላዕለ መንበረ  
መሓረት በማእከለ ክልኤቱ ኪሩቤል፤ አለ ሀለዉ ላዕለ ታቦተ መስክር፤ እና  
በከመ ኩሉ ዘእኤዝከከ ጎበ ደቂቀ አስራኤል። ወትታብር ጠረጴዛ  
ወርቃዊተ ዘወርቅ ንጹሕ፡ ክልኤ መዘራዕት ርዝመታ፡ ወመዘራዕት  
ስፋታ፡ ወመዘራዕት ወመንፈቅ ቁመታ። እና ለዚህ የተጠመዘዘ ወርቃማ  
ማዕበል በዙሪያው ታደርግ፤ እና ለዚህ የአጅ ስፋት አክሊል በዙሪያው  
ታደርግ።

ወትታብር፡ማዕዘነ፡ዘተጠውዳ፡ለዘክሊሉ፡በዙሪያ። ወትታብር አራት  
ቀለበታት ዘወርቅ፡ ወትሰይም አሙንቱ አራት ቀለበታት ላዕለ አራቱ  
ክፍላት እምነ እገሪሃ በታሕተ አክሊል። እና እነዚያ ቀለበቶቹ  
ለመሸከሚያ ዘንጎቹ መያዣዎቹ ይሆናሉ፤ ጠረጴዛውን በእነርሱ  
ለማንሳት። ወትታብር መሰንቆ እምዕፀው ዘኢደነቅዝ፤ ወትሌብሶሙ  
በወርቅ ንጹሕ፤ ወትትነሣክ በአሙንቱ ማእደ። ወትታብር፡ማእስ፡ዚአሃ፡  
ወማዕጻዳት፡ወማስተሣቅዮ፡ወአዕባይ፡በዘ፡ታስተሣቅይ፡በአሙንቱ፡  
እምነ፡ወርቅ፡ንጹሕ፡ትታብር፡አሙንቱ። ወትሠይም ላይ ዘጠረጴዛ እንጂራ  
ዘመልክዕ ቅድመ እኔ ዘለዓለም።

እና ትሠራ መብራት ቤት እምነ ወርቅ ንጹህ፤ ተመታ ትሠራ  
ዘመብራት ቤት፤ ዘእንጨት አእላፍ አሉ፤ እና ዘቅርንጫፎቹ፤ እና  
ዘማንካዎቹ፤ እና ዘአብጠቶቹ፤ እና ዘአበባዎቹ እምነሁ ይሆኑ። ስድስት

ቅርንጫፎቹ ግን ከጎኖቹ የሚወጡ፤ ሦስት ቅርንጫፎቹ የሙብራቱ ከአንደኛው ጎኗ፤ እና ሦስት ቅርንጫፎቹ የሙብራቱ ከሁለተኛው ጎኗ። ወሦስት ጽዋዳት የተቀረጹ በየለውዝ ቅርጽ በአንድ ቅርንጫፍ ላይ ጎድጓድና ሊሊ፤ እንዲዚሁም በስድስቱ ቅርንጫፎቹ ከሙብራቱ በሚወጡት። እና በመቅደስ ሙብራት ቀመሩ ላይ አራት ጽዋዎች በለውዝ ቅርጽ ተቀርጸው፤ በአንድ ቅርንጫፍ ላይ ኮብኮቦች እና የአርሷ ሊሊዎች ነበሩ። ጽዋዕ ታሕተ ክልኤቱ አንቅርጥ እምኔሃ፤ ወጽዋዕ ታሕተ አርባዕቱ አንቅርጥ እምኔሃ፤ ከማሁ ለስድስቱ አንቅርጥ እለ ወፃኦ እመኖርት፤ ወበመኖርት አርባዕቱ ማዕከላት ተሐጽቦ በአምሳለ ሎዞ። ፖንዶቹ እና ቅርንጫፎቹ እምኔሃ ደኩኑ፤ ኩላ ተሠርዐት እምክሐዱ ወርቅ ንዱሕ። ወትገብር ሰብዓተ መጋትዋ ወትሠደም መጋትወ ወያብርሁ እምክሐዱ ገጽ። እና የአሷን ማጠራቀሚያና የአሷን መሠረቶች ከንጹህ ወርቅ ታደርጋለህ። እነዚህ ሁሉ ዕቃዎች የንጹህ ወርቅ ታላንት ናቸው። ተመልከት፤ በተራራው ላይ የተሰጠህን ምሳሌ መሠረት አድርገህ ታደርጋለህ።

26

ወዘደብተራ፡ ትገብር፡ ዐሠርቱ፡ መጋረጃት፡ እምነ፡ ብሱስ፡ ዘተወተለ፡ ወሰማያዊ፡ ወሐምራዊ፡ ወቀይሕ፡ ዘተወተለ፡ ኪራቤልሂ፡ በግብር፡ ዘተሐንጽ፡ ትገብርን። ርዝመት የአንዲ መጋረጃ ሃያ ስምንት አንድ፤ እና ስፋት አራት አንድ፤ አንዲ መጋረጃ ይሆናል፤ መለኪያው ተመሳሳይ ይሆናል ለሁሉም መጋረጃዎች። አምስት መጋረጃዎች ግን እርስ በርስ ተያይዘው ይሆናሉ፤ አንዲ ከሌላዋ፤ እና አምስት መጋረጃዎች ተጣምረው ይሆናሉ፤ አንዲ ከሌላዋ። እና ሰማያዊ ቀለበቶችን ታደርግላቸው በአንዲ መጋረጃ ጫፍ ላይ፤ ከአንድ ክፍል ወደ መገናኛው፤ እና እንዲዚህ ታደርግ በውጫዊቷ መጋረጃ ጫፍ ላይ ወደ ሁለተኛው መገናኛ። ሃምሳ አንጥልጥሎች በአንዱ መጋረጃ ላይ ታደርጋለህ፤ እና ሃምሳ አንጥልጥሎች በሁለተኛው መጋረጃ መገናኛ ክፍል ላይ ታደርጋለህ፤ እርስ በርሳቸው ተጋጭተው በእያንዳንዱ ላይ ተቃራኒዎች። እና ሃምሳ የወርቅ ቀለበቶችን ትሰራለህ፤ እና መጋረጃዎቹን አንዲን ከሌላዋ ጋር በቀለበቶቹ ታገናኛለህ፤ እና ድንኳኑ አንድ ይሆናል። እና ጸጉራማ ቆዳዎችን መሸፈኛ

ለድንኳኑ ላይ ትሰራለህ፤ አስራ አንድ ቆዳዎችን አነርሱን ትሰራለህ።  
ርዝመተ ቈርቋ አሐቲ ሠላሳ አመት ወአርባዕቱ አመት ስፋታ ወይከቲ  
መስፈርት ይከውን ለአሐዱ ዐሠርቱ ቈርቋት። እና አምስቱን ቆዳዎች  
አንድ ላይ ታገናኛለህ፤ እና ስድስቱን ቆዳዎች አንድ ላይ ታገናኛለህ፤ እና  
ስድስተኛውን ቆዳ በድንኳኑ ፊት ታጣፍላለህ። ወትገብር ሃምሳ  
መንጠቆች በአንዷ መጋረጃ ጫፍ፣ በመገናኛው መካከል፣ ወሃምሳ  
መንጠቆች ትገብር በሁለተኛዋ ተጣመረች መጋረጃ ጫፍ።

እና ሃምሳ ዓነሐስ ቀለበቶችን ታደርጋለህ፤ እና ቀለበቶቹን  
ከመንጠቆቹ ታገናኛለህ፤ እና ቆዳዎቹን ታገናኛለህ፤ እና አንድ ይሆናል።  
እና የድንኳኑን መጋረጃዎች የሚበዛውን ታስቀምጥ፣ የቀረውን የግማሽ  
መጋረጃ የድንኳኑን መጋረጃዎች የሚበዛውን ወደ ትሸፍነዋለህ፤  
የድንኳኑን ኋላ ትሸፍነዋለህ። አንድ እንግዲት ከዚህ እና አንድ እንግዲት  
ከዚህ፤ ከመብለጥ ከመጋረጃዎች፣ ከርዝመት ከመጋረጃዎች ከድንኳን፣  
ይሆናል መሸፈን ላይ ጎኖች ከድንኳን ከዚያ እና ከዚያ፣ እንዲሁም  
ይሸፍን። እና ለድንኳኑ መሸፈኛ ታደርጋለህ፤ በቀይ የተቀባ የበጎች  
ቆዳዎች፣ እና ከላይ ሰማያዊ ቆዳዎች መሸፈኛዎች።

እና የድንኳኑን ምሰሶዎች ከማይበሰብስ እንጨት ታደርጋለህ።  
ዐሥር አመት ትገብር ዐምዷ አሐዷ፣ ወአመት አሐዱ ወመንፈቀ ስፋተ  
ዐምዱ አሐዱ። ሁለት አንኮኒስኮች ለአንድ ምሰሶ፣ አንዱ ከሌላው ጋር  
የሚዛመድ፣ እንደዚህ ለድንኳኑ ምሰሶዎች ሁሉ ታደርጋለህ። ወትገብር  
አዕማድ ለድንኳን፣ ዕስራ አዕማድ እምገቦ ዘጎብ ሰሜን። እና አርባ የብር  
መሠረቶችን ለሃያዎቹ ዓምዶች ታደርጋለህ፤ ሁለት መሠረቶች ለአንድ  
ዓምድ ወደ ሁለቱም ክፍሎቹ፣ እና ሁለት መሠረቶች ለአንድ ዓምድ ወደ  
ሁለቱም ክፍሎቹ። ወጎድጎ፣ ካልኦ፣ ዘጎብ፣ ደቡብ፣ ዕስራ፣ አዕማድ። እና  
አርባ የብር መሠረቶቻቸው፣ ሁለት መሠረቶች ለአንድ ዓምድ ወደ  
ሁለቱም ክፍሎቹ፣ እና ሁለት መሠረቶች ለአንድ ዓምድ ወደ ሁለቱም  
ክፍሎቹ፣ እና ከኋላ ዘድንኳን በክፍል ዘወደ ባሕር ትሠራ ስድስተ  
ዐምዳተ። ወክልኤ፣ አዕማድ፣ ትገብር፣ ዲብ፣ ማእዘናተ፣ ደብተራ፣  
እምድሳሌሃ። ከታች በእኩልነት ይሆናል፤ በዚያው መሠረት ከራሶች ወደ  
አንድ መገናኛ እኩል ይሆናሉ፤ እንዲሁ ለሁለቱም ማዕዘናት ታደርጋለህ።

እኩል ደህኑ። እና ስምንት ምሰሶዎች ይሆናሉ፤ እና መሠረቶቻቸው ብር  
አስራ ስድስት፤ ሁለት መሠረቶች ለአንድ ምሰሶ ወደ ሁለቱም ክፍሎቹ፤  
እና ሁለት መሠረቶች ለአንድ ምሰሶ። እና የማይበሰብሱ እንጨቶችን  
መዝገያዎችን ትሰራለህ፤ አምስት ለአንድ ምሰሶ ከድንኳኑ አንድ ክፍል፤  
ወአምስት፡ መንጦላት፡ ለዐምድ፡ ለአሐዱ፡ ገቡ፡ ዘደብተራ፡ ለካልክ፡  
ወአምስት፡ መንጦላት፡ ለዐምድ፡ ለድጎረ፡ ገቡ፡ ዘደብተራ፡ ለጎብ፡ ባሕር።  
ወእቱ መርፌ መካከለኛ ዘበመካከለ ዓምዳት ይዘርጋ እምአሐዱ ጎን  
ውስተ ካልክ ጎን። እና አምዶቹን በወርቅ ትሸፍናለህ፤ እና ቀለበቶቹን  
ወርቃዊ ትሠራለህ፤ አገማቶቹን ወደ እነርሱ ታስገባለህ፤ እና አገማቶቹን  
በወርቅ ትሸፍናለህ። ወትነሥክ ዘደብተራ በከመ ዘምስል ዘተአምረ ለከ  
በተራራ።

እና መጋረጃን ከሰማያዊ ፣ ከወይን ጠጅ ፣ ከቀይ የተፈተለ ፣ እና  
ከቀጭን ልብስ የተሸመነ ትሰራለህ ፤ የተሸመነ ሥራ በኪሩቤል  
ትሰራዋለህ ። ወትሰደሞ እንተ ላዕለ አርባዕቱ አዕማድ ዘኪደነቅዝ  
ዘተሐፍሩ በወርቅ፤ ወርእሳቲሆሙ ወርቅ፤ ወመካይዲሆሙ አርባዕቱ  
ብሩር። እና ትሰቅል ዘመንጦላዕተ ላዕለ አዕማድ ፣ ወታቦውኦ ህየ ውስተ  
መንጦላዕተ ዘታቦተ ስምዕ ፣ ወደፈልጥ መንጦላዕተ ለክሙ መካከለ  
ቅዱስ ወመካከለ ቅዱስ ቅዱሳን ። ወትሸፍን፡ በመንጦላዕተ፡ ታቦተ፡  
ሥርዓት፡ በቅዱስ፡ ዘቅዱሳን። ወአንተ ትጸዕ ዘማእደ ወዳኢ  
ዘመንጦላዕተ፡ ወዘመብርሀት ቅድመ ዘማእደ ላዕለ ክፍል ዘደብተራ  
ዘጎበ ደቡብ፤ ወዘማእደ ትሠደም ላዕለ ክፍል ዘደብተራ ዘጎበ ሰሜን።  
ወትገብር፡መሸፈኛ፡ለበረ፡ድንኳን፡እምሰማያዊ፡ወአምወይን፡  
ወእምቀይሕ፡ተፈትል፡ወእምልሙድ፡ተፈትል፡ግብረ፡አጸናኒ። ወትገብር  
ለመንጦላዕተ ጎምስተ አዕማድ፤ ወታወርቆሙ በወርቅ፤ ወርእሶሙ  
ወርቅ፤ ወታስትክ ሎሙ ጎምስተ መደያት ናሕስ።

ወትገብር፡መሥዋዕተ፡አምዕፀው፡ዘኪደነቅዝ፡ጎምስቱ፡መዐርፍት፡  
ርዝሙ፡ወጎምስቱ፡መዐርፍት፡ስፋሁ፡አርባዕተ፡ማእዘን፡ይከውን፡  
መሥዋዕተ፡ወሠለስቱ፡መዐርፍት፡ቆማሁ። እና አቀርንተ በአራኦቱ

ማእዘናት ላይ ተገብር ፡ አምኔሁ አቀርጎት ደከውኑ ፡ እና በነሐስ ትሸፍኖሙ ። እና ለመሠዊያው ዘንበል ትሠራ ፡ እንዲሁም መሸፈኛውን ፡ እና ጽዋዎቹን ፡ እና የሰጋ መንጠቆዎቹን ፡ እና ማጠራቀሚያውን ፡ እና ሁሉንም መሣሪያዎቹን በነሐስ ትሠራ ። እና ለእርሱ የናሐስ መረብ መጋገሪያ ትሠራለት ፡ እና ለመጋገሪያው በአራቱ ጎኖች ስር አራት የናሐስ ቀለበቶችን ትሠራለት ። እና ታስቀምጣቸዋለህ እነርሱን በመሠውያው መጋገሪያ በታች፣ መጋገሪያውም እስከ መሠውያው ግማሽ ድረስ ትሆናለች። እና ለመሠዊያው ከማደበሰብስ እንጨት ምሳሌችን ታደርጋለህ፣ እና በነሐስ ታሸፍናቸዋለህ። ወታስገባ፣ አሙንቱ፣ መሣፍሐተ፣ ውስተ፣ አሙንቱ፣ ቀለብት፣ ወይኩኑ፣ መሣፍሐተ፣ በኅባ፣ ገባሁ፣ ለውኃቱ፣ ምሥዋዕ፣ በውስተ፣ ምንሣኡ። ባዶ ስፌት-አልባ ታደርገዋለህ፣ እንደ ተራራው ላይ የተታየህ፣ እንደዚህ ታደርገዋለህ። እና ለድንኳኑ ግቢ ታደርግ፣ ወደ ደቡብ ጎን የሚሆነው የግቢው መጋረጃዎች ከተጠመዘዘ ጥሩ ልብስ፣ ርዝመቱ መቶ አማት ለአንድ ጎን። እና አምዶቻቸው ሐያ፣ እና መሠረቶቻቸው ሐያ ናሐስ፣ እና ቀለበቶቻቸው እና መያዣዎቻቸው ብር። እንደዚህ ወደ ምሥራቅ ወደ ጎኑ መጋረጃዎች መቶ አንዳንድ ርዝመት፣ እና ምሳሌቸው ሃያ፣ እና መሠረቶቻቸው ሃያ ናሐስ፣ እና ቀለበቶቹ እና የምሳሌዎቹ መያዣዎች፣ እና መሠረቶቻቸው በብር የተሸፈኑ። ወስፋተ እደው ዘበኅበ ባሕር መናፍስት ኅምሳ መዝራዕት፣ ዐምዲሆሙ ዐሠርቱ ወመስፈርቲሆሙ ዐሠርቱ። ወስፋተ፣ ግቢ፡ዘኅባ፡ደቡብ፡መናፍስት፡ሃምሳ፡መዘራዕት፡አዕማዲሆሙ፡ዐሠርቱ፡ ወመሠረታቲሆሙ፡ዐሠርቱ። እና የመጋረጃዎቹ ከፍታ ለአንድ ጎን አስራ አምስት አጥፍ ነበረ፣ ዓምዶቻቸው ሦስት እና መሠረቶቻቸው ሦስት። ወመገብ ዘካልእ ዐሠርቱ ወኅምስቱ እመት ዘመንጦላዕት ቆማ፣ ዐምድ ሎሙ ሠለስቱ፣ ወመርፍቅ ሎሙ ሠለስቱ። ወለበር የግቢ መሸፈኛ፣ ሃያ አማት ከፍታ ከሰማያዊ፣ ወከወይን ጠጅ፣ ወከቀይ የተፈተለ፣ ወከጥጥ የተፈተለ በልዩነት የጥልፍ፣ ምሳሌዎቻቸው አራት፣ ወመሠረቶቻቸውም አራት። ሁሉ የግቢው ምሳሌች በዙሪያ በብር የተሸፈኑ ነበሩ፣ እና አናቶቻቸውም ብር ነበሩ፣ እና መሠረቶቻቸውም ነሐስ ነበሩ። ነገር ግን የግቢው ርዝመት መቶ በመቶ፣ እና ስፋቱ ሃምሳ በሃምሳ፣ እና ቁመቱ አምስት አማ ከተጠማዘዘ ጥሩ ልብስ፣ እና መሠረቶቻቸው ከነሐስ

ናቸው። ወ ሁሉ ግንባታው ወ ሁሉ መሣሪያዎቹ ወ ምሰሶቹ የግቢው ናስ ናቸው።

እና አንተ ስዕዝ ለደቂቀ እስራኤል ወያውስዱ ለከ ዘይተ እምዘይት ዘኢተጨመቀ ንጹሐ ዘተቀጠቀጠ ለብርሃን ከመ ደብዓል መብራህት በዘለዓለም። በምስክር ድንኳን ውስጥ ፣ በኪዳኑ ላይ ካለው መንጋጋ ውጪ ፣ አሮን እና ልጆቹ ከማታ እስከ ጠዋት በእግዚአብሔር ፊት ያቃጥሉታል ። ከእስራኤል ልጆች ለእናንተ ትውልዶች ዘለዓለማዊ ሕግ ነው ።

28

እና አንተ አቅርብ ወደ እራስህ ዘአሮንን ወንድምህን፣ እና ወንዶቹን የእርሱን፣ እና ከወንዶች እስራኤል፣ ለካህንነት ለእኔ አሮንን፣ እና ናዳብን፣ እና አቢሁድን፣ እና ኤልዓዛርን፣ እና ኢታማርን፣ ወንዶች አሮን። ወአንተ ትገብር ልብስ ቅዱስ ለአሮን ወንድምህ ለክብር ወለስብሐት። ወአንተሰ ተናገር ምስለ ኩሎሙ ጠቢባን በአእምሮ፣ እለ መላእኩ መንፈሴ ጥበብ ወግንዛቤ፣ ወደግበሩ ልብስ ቅዱስ ለአሮን ውስተ ቅድስና፣ በዘ ደገብር ካህነተ ሊተ። እና እነዚህ አልባሳት ዘይሰርዑ፣ ጸድረ ልብስ፣ እና ክሳድ ልብስ፣ እና ረዥም ልብስ፣ እና ተሸመነ ቱኒክ፣ እና ጥምጥም፣ እና ቀበቶ፣ እና ደሰርዑ ቅዱሳን አልባሳት ለአሮን እና ለደቂቀ ለኔ ለካህንነት። እና እነርሱ ወርቁን፣ ሐምልማልን፣ ሐምራዌን፣ ቀይሕን፣ እና ጥልቅ ልብስን ደወስዳሉ። እና የትከሻ ቁራጭን ከተጠመዘዘ ጥሩ ልብስ፣ የተሸመነ የሸማኔ ሥራ ደሠራሉ። ሁለት የትከሻ ቁርጥራጮች የሚያገናኙ ደሆናሉ ለእርሱ፣ አንዱ ወደ ሌላው፣ በሁለቱ ክፍሎች ላይ የተጣጣሙ። እና የትከሻ ቁርጥራጮቹ ጨርቅ የሚገኝበት ላይ ወደ አሱ፣ አንዱ ሥራው ከአሱ ደሆናል ከንጹህ ወርቅ፣ እና ከሰማያዊ፣ እና ከወይን ጠጅ፣ እና ከተሸመነ ቀይ፣ እና ከተጠመዘ ጥሩ ልብስ። እና ክልኤቱን ድንጋያት፣ የዘመራግድ ድንጋያትን ትወስዳለህ፣ እና በእነርሱ የእስራኤልን ልጆች ስሞች ትቀርጻለህ። ስድስት ስሞች በአንድ ድንጋይ ላይ፣ እና ስድስት ቀሪዎቹ ስሞች በሁለተኛው ድንጋይ ላይ አንዱ ትውልዶቻቸው። ሥራ የድንጋይ ሥራ ጥበብ፣ የማሳተም ቅርጻ፣ ሁለቱን ድንጋዮች በእስራኤል

ልጆች ስሞች ላይ ትቀርጻለህ። እና ሁለቱን ድንጋዮች በኤፎዱ ትከሻዎች ላይ ትሰይማለህ፤ እነዚህ ድንጋዮች ለእስራኤል ልጆች የመታሰቢያ ድንጋዮች ናቸው፤ እና አሮን የእስራኤል ልጆችን ስሞች በሁለቱ ትከሻዎቹ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ያነሳል፤ ስለ እነርሱ መታሰቢያ። ወትገብር መከናፍረ እምወርቅ ንጹሕ። እና ሁለት የተጠመዘዘ ሰንሰለቶችን ከንጹህ ወርቅ በአበባዎች የተደባለቁ የመሸመን ሥራ ትሠራለህ፤ እና እነዚያን የተጠመዘዘ የተጠመዘዘ ሰንሰለቶችን በመከላከያዎቹ ላይ በትከሻዎቻቱ መሠረት ከፊት ትጭናለህ።

እና የፍርዶችን የጡት-ጋሻ ታደርግ፤ የተለያየ ሥራ፤ እንደ ኤፎዱ ራትም ታደርገው፤ ከወርቅ፣ ከሰማያዊ፣ ከወይን-ጠጅ፣ ከተጠመዘዘ ቀይ፣ እና ከተጠመዘዘ ጥሩ-ልብስ። አንተ አራት ማዕዘን ትሠራለህ፤ ድርብ ይሆናል፤ ርዝመቱ ስፓን ነው፤ እና ስፋቱ ስፓን ነው። ወአንተ፣ ትሸመግል። በእሱ፣ ጨርቅ፣ ዘተሰየመ፣ በድንጋይ፣ አራት፣ ረድፍ። ረድፍ፣ ድንጋይ፣ ይሆናል። ሳርዲዮን፣ ቶፓዝዮን፣ ወዘመራግድ፣ ረድፍ፣ አንድ። ወመስመሩ፣ ዘካልእ፣ በረድ፣ ወሰን፣ ፔር፣ ወያሰ፣ ፒስ። ወረድ፣ ሣልስ፣ ሊጉሪዮን፣ ወአካቴስ፣ ወአሜቴስቶስ። ወመስመሩ ራብዕ ክሪሶሊቶስ ወበሪልዮን ወኦኒክስ በወርቅ ተሸፍነው በወርቅ ተያይዘው እንደ መስመራቲሆሙ ይሁኑ። እና እነዚያ ድንጋዮች ከእስራኤል ልጆች ስሞች አስራ ሁለት እንደ ስሞቻቸው ይሁኑ፤ የማሳተም ቅርጻዎች፣ እያንዳንዱ እንደ ስሙ ወደ አስራ ሁለት ነገዶች ይሁኑ። እና በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ የተጠመዘዘ መስቀለኛ ምሰሶዎችን ታደርጋለህ፤ የሰንሰለት መሰል ሥራ ከንጹህ ወርቅ። እና አሮን የእስራኤል ልጆች ስሞችን በደረት ጌጥ ላይ፣ በፍርድ ደረት ላይ፣ ወደ ቅዱስ ሲገባ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንደ መታሰቢያ ይወስዳል። ወትሠይም ዲበ ሐቅ ዘፍትሐ ግላጽ፣ ወእምነተ፣ ወይከውን ዲበ ደረተ አሮን ሶበ ደበውኦ ውስተ ቅዱስ ቅድመ እግዚአብሔር፤ ወይጸውር አሮን ፍትሐ ደቂቀ እስራኤል ዲበ ደረቱ ቅድመ እግዚአብሔር ዘለዓለም። እና ሁሉ ሰማያዊ የሆነ ረጅም ውስጠ-ልብስ ትሠራለህ። ወመካፈቻው ከመካከሉ ይሆናል፤ ጠርዙ በዙሪያው ያለው፤ የተሸመነ ሥራ፤ መገናኛው ከእርሱ ጋር አንድ ላይ የተሸመነ፤ እንዳይቀደድ። እናም በልብሱ ጠርዝ ስር ከታች እንደ የምታበቅል ሮማን ሮማኖችን ከሰማያዊ፣ ከወይን ጠጅ፣ ከቀይ የተሸመነ እና ከጥሩ ተልባ

የተጠመዘ በልብሱ ጠርዝ ዙሪያ ታደርጋለህ፤ የራሱን ቅርጽ ወርቃማ ሮማኖችን እና በእነዚህ መካከል በዙሪያ ደወሎችን። ከወርቃማ ሮዕስቆን ዶዶና ጋር፤ እና አበባዊ በልብሱ ጠርዝ ላይ ዙሪያውን። እና አሮን በማገልገል ጊዜ ድምፁ የሚሰማ ይሆናል፤ ወደ ቅዱስ በታ ወደ እግዚአብሔር ፊት በሚገባበትና በሚወጣበት ጊዜ፤ እንዳይሞት። ወትታብር ሰሌዳ ወርቅ ንጹሕ፤ ወትነቅሕ ውስጭ ነቅሕ ማሳተም፤ ቅድሳት እግዚአብሔር። እና በተፈተለ ሰማያዊ ልትጥለው ትችላለህ፤ እናም በጥምጥሙ ላይ ይሆናል፤ በጥምጥሙ ፊት ይሆናል። እና በአሮን ግንባር ላይ ይሆናል፤ እና አሮን የእስራኤል ልጆች በሁሉም የእነርሱ ቅዱሳን ስጦታ ምን ያህል ቢያቀድሱ የቅዱሳኑን ኃጢአቶች ያነሳል፤ እና በአሮን ግንባር ላይ ሁልጊዜ ይሆናል በእግዚአብሔር ፊት ላቸው ተቀባይነት።

ወእለ፡ ዘበሩ፡ ዘአልባሲሆሙ፡ አምብሱስ፡ ወትታብር፡ ቀለንሱዐ፡ ብሱሳዊተ፡ ወመንተቀ፡ ትታብር፡ ግብረ፡ ሐያጥ። ወለደቂቀ አሮን ትታብር ቀሚሳተ ወቀናተ ወክዳናተ ትታብር ሎሙ ለክብር ወለስብሐት። እና ታለብሳቢያቸዋለህ ለአሮን ወንድምህ እና ለወንዶቹ ከእርሱ ጋር፤ እና ተቀባቸዋለህ፤ እና አጃቻቸውን ትሞላለህ፤ እና ታቀድሳቸዋለህ፤ ለእኔ እንደ ካህናት እንዲያገለግሉ። እና ላቸው የክር ሱሪያችን ታደርግላቸዋለህ የእነርሱን የሥጋ ራቁትነት ለመሸፈን፤ ከቅብሎ እስከ ጭኔዎች ይሆናል። እና አሮን ከደቂቁ ጋር እነርሱን ይኖረዋል፤ ወደ የምስክርነት ድንኳን በሚገቡበት ጊዜ ወይም ወደ ቅዱስ መሠዊያ ለማገልገል በሚቀርቡበት ጊዜ፤ እና ኃጢአትን ወደ ራሳቸው አያመጡም፤ እንዳይሙቱ፤ ዘለዓለማዊ ሕግ ለእርሱ እና ከእርሱ በኋላ ለዘሩ።

ወእነዚህም ናቸው እነዚህ ትታብራቸው ላቸው፡ ታቀድሳቸው እንዲሁም ይካህኑ ለእኔ። ትወስድ ግን አንድ ጥጃ ከበራዎች ወሁለት አባገዎች ያለጉድለት። እና ያልተፈጠሩ እንጂራዎች በዘይት የተቀባበሉ፤ እና ያልተፈጠሩ ጣፋጭ ነገሮች በዘይት የተቀቡ፤ ከሰንዶ ጥሩ ዱቄት እነርሱን ታደርጋለህ። ወትሠይም እሙንቱ ዲበ መስፈርት አሐቲ፤

ወታመጽኦ እሙንቱ ዲበ መስፈርት፣ ወድዕ፣ ወክልኤቱ አባግዕ። እና  
አሮንንና ልጆቹን ወደ የምስክር ድንኳን በር ታቀርባለህ፤ እና በውሃ  
ታጥባቸዋለህ። እና ልብሶቹን ወስደህ። ወንድምህን አሮንን ረጅሙን  
ቱኒኩን፣ የተከሻ ቁራጭን እና የደረቅ ሰሌዳን ታለብሰዋለህ። እና የደረቅ  
ሰሌዳውን ከተከሻ ቁራጭ ጋር ታገናኘዋለህ። ወትሰይም፡ ዘመክደን፡  
ላዕለ፡ ርክሱ፡ ወትሰይም፡ ዘጽላት፡ ዘቅድሳት፡ ላዕለ፡ ዘመክደን። ወትወስድ  
የቅብዓት ዘይት፣ ወትፈስስ በራሱ ላይ፣ ወትቀብኦ። እና የእርሱን ወልጾቻ  
ታቀርባለህ። እና ቱኒኮቹን ታልብሰዋለህ። እና በቀብቶዎቹ  
ታቅናቸዋለህ። እና ጥምጥሞቹን ላቸው ታደርጋለህ። እና ካህንነት ለእኔ  
ለዘላለም ላቸው ይሆናል። እና የአሮንን እጆቹ እና የልጆቹን እጆቹ  
ታቀድሳለህ። ወታመጽኦ ዘመንጌላ ጎበ አንቀጻተ ደብተራ ዘመስክር፣  
ወይሰይሙ አሮን ወደቂቁ እደዊሆምሰ ላዕለ ርክሱ ለመንጌላ ቅድመ  
እግዚአብሔር በጎበ አንቀጻተ ደብተራ ዘመስክር። ወትሠውጥ፡ ዘላህመ፡  
ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ በጎበ፡ አንቀጻተ፡ ደብተራ፡ ዘምስክር። እናም  
ከጥጃው ደም ትወስዳለህ፤ በጣትህም በመሠዊያው ቀንዶቹ ላይ  
ትቀመጣለህ፤ ቀሪውን ደም ሁሉ ግን በመሠዊያው መሠረት ላይ  
ታፈሳለህ። እና ሁሉን በሆዱ ላይ ያለውን ስብ፣ የጉበቱን ክፍል፣ ሁለቱን  
ኩላሊቶቹ፣ እና በእነርሱ ላይ ያለውን ስብ ትወስዳለህ፤ እና በመሠዊያው  
ላይ ትጥላለህ። ወዘእንበለ ሥጋ ዘውሉድ ወቆዳሁ ወእግሩ ታውዕይ  
በእሳት አፍክ ምዕራፍ፣ እስመ ጎጢአት ውእቱ።

ወዘበግዕ፡ ትነሥእ፡ ዘአሐደ፡ ወይሠይሙ፡ አሮን፡ ወእለ፡ ደቂቁ፡  
እደዊሆሙ፡ ዲበ፡ ርክሱ፡ ዘበግዕ። ወትሠውጥ፡ ወነሲእከ፡ ደሞ፡ ትፈኑ፡  
ጎበ፡ መሥዋዕት፡ በዙሪያ። እናም መራውን በአካላቱ በሁለት  
ትቆርጠዋለህ። ውስጣዊ ክፍሎቹንና እግሮቹን በውሃ ታጥባለህ። እናም  
ከራሱ ጋር በሁለት የተከፈሉት ክፍሎቹ ላይ ታስቀምጣለህ። ወትዘብሐ፡  
ኩሎ፡ ዘበግዕ፡ ውስተ፡ መሥዋዕት፡ መሥዋዕት፡ ኩሎ፡ ለእግዚአብሔር፡  
ውስተ፡ ሪሐ፡ ዘጥዑም፡ ዕጣን፡ ለእግዚአብሔር፡ ውእቱ። እና ሁለተኛውን  
በግ ትወስዳለህ። እና አሮን እና ልጆቹ እጃቸውን በበጉ ራስ ላይ  
ያደርጋሉ። ወትጠብሐ እንተ ወትነሥእ ዘደሙ ወትሰይም ላዕለ ሰሜተ  
እዝነ አሮን የማን፣ ወላዕለ ጽንፈ እዱ የማን፣ ወላዕለ ጽንፈ አገሩ የማን፣  
ወላዕለ ሰሜታተ አእዛሊሆሙ ለደቂቁ የማናት፣ ወላዕለ ጽንፋተ

እደቂሆሙ የማናት፣ ወላዕለ ጽንፋተ እገሪሆሙ የማናት። ወትወስኗ  
እምሁስተ ደም ዘእምሁስተ ምሥዋዕ ወእምሁስተ ቅብእ ዘቅብአት  
ወትነዝሳ ላዕለ ኦሮን ወላዕለ ኦልባሱ ወላዕለ ደቂቁ ወላዕለ ኦልባሱ  
ደቂቁ ምስሌሁ። ወይትቀደስ ውክቱ ወኦልባሱ ወደቂቁ ወኦልባሱ ደቂቁ  
ምስሌሁ። ወደመ ሐርጊስ ትፈኑ ብ ምሥዋዕ በዙሪያሁ። እናም ከበግ  
ስብሐቱን፣ ሆኗን የሚሸፍነውን ስብሐት፣ የጉበት ክፍል፣ ሁለቱን  
ኩላሊቶቹ፣ በላያቸው ያለውን ስብሐት፣ እና የቀኝ ክንድ ትወስዳለህ፣ ደሀ  
ፍጻሜ ነው። እና አንድ እንጂራ በዘይት የተሰራ፣ እና አንድ ጣፋጭ  
ከቅርጫቱ ዘያልተፈጨው እንጂራ ዘተቀመጠ በፊት እግዚአብሔር።  
ወትሠይም ኩሎ ውስተ እደቂሆሙ ለኦሮን ወውስተ እደቂሆሙ  
ለደቂቁ፣ ወታፊልጦሌ መባእ ቅድመ እግዚአብሔር። ወትወስኗ  
እምአኦዳቂሆሙ ወታዐርጎሙ ላዕለ መሥዋዕተ ዘውዳሴ ለሠናይ ሥቱት  
ቅድመ እግዚአብሔር፤ መባኦ ውክቱ ለእግዚአብሔር። እና ከኦሮን  
የምርቃት በግ ጡትን ትወስዳለህ፣ እና እሱን በእግዚአብሔር ፊት እንደ  
መባያ ታለያለህ፣ እና ለአንተ እንደ ድርሻ ይሆናል። ወታቀድስ ዘጸድር  
መባእ ወዘክሳድ ዘማስወገድ ዘተባእ ወዘተወገደ እምበግዕ ዘፍጻሜ  
እምኦሮን ወእምሁሎዱ። ወይሆን ለኦሮን እና ለደቂቁ ሕግ ዘለባለም  
ከደቂቁ እስራኤል፤ ነው እንጂ መለየት ይህ፤ እና መባረር ይሆን ከደቂቁ  
እስራኤል ከመሥዋዕተ ሰላም የደቂቁ እስራኤል፤ መባረር  
ለእግዚአብሔር።

እናም የቅዱሱ ልብስ ዘኦሮን ነው፣ ከእርሱ በኋላ ለወንዶቹ ይሆናል፤  
በእርሱ ሊቀቡ እና እጃቸውን ሊቀድሱ። ሰባት ቀናት ይልባሳቸው  
እነርሱን ካህኑ በምትክ እርሱ ከወንዶቹ እርሱ፣ ማን ይገባል ወደ ድንኳን  
የምስክርነት ለማገልገል በቅዱሳን። ወበግዕ፣ ዘፍጻሜ፣ ትነሥኦ፣  
ወታበስል፣ ሥጋሁ፣ በመካን፣ ቅዱስ። እና ኦሮን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር  
የበግ ሥጋና በቅርጫት ያለውን ዳቦ በምስክርነት ድንኳን በሮቹ አጠገብ  
ይበላሉ። ይበሉ እነርሱን በእነዚያ ተቀደሱባቸው ለማጠናቀቅ  
እጃቸውን ለማቀደስ እነርሱን፣ እና ባዕድ አይበላ ከእነርሱ፣ ለእነርሱ  
ቅዱሳት ናቸው። ግን ከሆነ ከስጋዎቹ የምሉዕ መሥዋዕት እና  
ከእንጂራዎቹ እስከ ጠዋት ቢተው፣ የቀሩትን በእሳት ታቃጥላለህ፤  
አይበላም፣ ቅዱስ ነው።

እና ለአሮን እና ለወልዱ እንዲዚህ ታደርግ እንደ ሁሉ ብዙ ለአንተ አዘዘኩ፤ ሰባት ቀናት እጆቻቸውን ታቀድሱ። ወዘጥጉ፡፡ ዘጎጢአት፡ ትጉብር፡ በመዓልተ፡ ገጽሐና፡ ወታነጽሐ፡ ዘመሥዋዕተ፡ በዘታቀድሱ፡ አንተ፡ ላዕሌሁ፡ ወትቀብኦ፡ ከመ፡ ታቀድሱ። ሰባት ቀናት መሠዊያውን ታነጻጽራለህ፤ እና እሱን ታቀድሳለህ፤ እና መሠዊያው ቅዱስ የቅዱሳን ይሆናል፤ መሠዊያውን የሚነካ ሁሉ ይቀደሳል። ወእነዚህ፡ እሙንቱ፡ ዘትጉብር፡ ላዕሌ፡ ምሥዋዕ፡ አባግዕ፡ ዘአሐቲ፡ ዓመት፡ ዘእንበለ፡ ሐሌት፡ ክልኤቱ፡ በዕለት፡ ላዕሌ፡ ምሥዋዕ፡ ዘለዓለም፡ መባኦ፡ ዘለዓለም።

በግዕዝ አሐዲ በጽባሕ ትጉብር፤ ወበግዕዝ ካልክ በምሴት ትጉብር። እና አስረኛ የጥሩ ዱቄት በተደቀ ዘይት የተቀላቀለ በአራተኛው ሂን፤ እና የመጠጥ መስዋዕት አራተኛው ሂን ወይን ለአንድ በግ። እናም ሁለተኛውን በግ በምሸት ትሠራለህ፤ እንደ ጠዋቱ መሥዋዕት እና እንደ መጠጥ መባው ትሠራለህ፤ ለእግዚአብሔር የመዓዛ ሸታ ቍርባን። መሥዋዕት ዘይነብር ለትውልድከሙ ፡ ዲበ ከፍክ ዘደብተራ ዘመርጡል ቅድመ እግዚአብሔር ፡ በዘ እትዌዲስ ለክ እምህየ ፡ ከመ እንግር ለክ ። ወእሰይም፡ ህየ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወእትቀደሱ፡ በሰብሐት፡ እና እቀድሳለሁ የምስክርነቱን ድንኳን እና መሠዊያውን፤ እና አሮንንና ልጆቹን እቀድሳለሁ ለእኔ እንደ ካህናት እንዲያገለግሉ። እና በእስራኤል ልጆቹ ውስጥ አጠራላሁ፤ እና የእነርሱ አምላክ አሆናለሁ። ወይወቁ፡ ስለ እኔ እየሆንኩ እግዚአብሔር አምላካቸው፡ ያወጣቸው እነርሱን ከምድረ ግብጽ፡ ሊጠራ ላቸው፡ ወሊሆን የእነርሱ አምላክ።

30

ወትጉብር፡ መሥዋዕተ፡ ዕጣን፡ እምእንጨት፡ ዘኢይነቅዝ። እና ትሠራ እሱ አንድ መዝገብ ርዝመቱ፤ እና አንድ መዝገብ ስፋቱ፤ አራት ማዕዘን ይሆናል፤ እና ሁለት መዝገብ ቁመቱ፤ ከ እሱ ይሆናሉ ቀንዶቹ። ወትሸፍኖ በንጹህ ወርቅ መጋገሪያውን፤ ግድግዳዎቹንም በዙሪያ፤ ቀንዶቹንም፤ ወታደርግለት የተጠመረ የወርቅ አክሊል በዙሪያ። ወክልኤ፡ ቀለብተ፡ ወርቅ፡ ገጽሐ፡ ትጉብር፡ ታሕተ፡ መውቀሪቱ፡ ዘተጠውየ፡ ውስተ፡ ክልኤ፡ ገቦሁ፡ ትጉብር፡ በክልኤ፡ ገቦሁ፡ ወይከውኑ፡ መሐዝ፡ ለመናሥፍት፡ ከመ፡ ትጸውሮ፡

በውስቴቶን። ወትብር መንሶ ስምፀው ዘኢይነቅዝ። ወትሌብሶሙ በወርቅ። ወትወይም እንተ ቅድመ መንግሥት ዘሀሎ ውስተ ታቦተ ሰማዕታት፣ በእለ እትኣመር ለከ እምህፃ። እና ኦሮን በእሱ ላይ ድብልቅ ቀጭን ዕጣን ያጠነ ጠዋት ጠዋት፣ መብራቶቹን ሲያስተካክል በእሱ ላይ ያጠነ። እና ኦሮን መብራቶቹን ዘግይቶ በሚያነድድበት ጊዜ በእሱ ላይ ዕጣን ያጠናል። የቀጣይነት ዕጣን ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት ወደ ትውልዶቻቸው። ወሌላ ዕጣንን በላዩ አያወጣም፣ መባክንም፣ መሥዋዕትንም፣ እና መስተንም በላዩ አትመስክር። እና ኦሮን በዓመቱ አንድ ጊዜ በቀንዶቹ ላይ ያስተሰማል፣ ከማጽዳቱ ደም ወደ ትውልዶቻቸው ያጸዳል፣ የቅዱሳን ቅዱስ ለእግዚአብሔር ነው።

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ፣ ከሆነ ዘደቁቀ እስራኤል ቆጠራ በምልከታቸው ትወስድ፣ እያንዳንዱ የነፍሱን ቤዛ ለእግዚአብሔር ይሁብ፣ በምልከታቸው ውድቀት በላያቸው አይኩን። ይህም ነው የሚሰጡት፣ ብዙዎች በምርመራው የሚያልፏ፣ ግማሹ የዲድራክማ፣ የሆነው በቅዱስ ዲድራክማ፣ ሃያ ኦቦሎች ዲድራክማ፣ ግማሹ ደግሞ የዲድራክማ መዋጮ ለእግዚአብሔር። ኩሉ ዘይሐውር ውስተ ምርመራ እምዕሥራ ዓመት ወላዕሉ ይሁቡ መባክ ለእግዚአብሔር። ሀብታሙ አይጨምርም፣ እና ድሀውም አይቀንስም ከግማሹ ዲድራክማ በመስጠት መዋጮውን ለጌታ፣ ስለ ነፍሳቸው ለማስታረቅ። ወትወስድ ብር ዘአበዳሪ እምውሉደ እስራኤል፣ ወትሁቦ ውስተ ግብር ዘደብተራ ዘመስክር፣ ወይከውን ለውሉደ እስራኤል መዝከርተ ቅድመ እግዚአብሔር፣ ለማስተሰረደ በእንተ ነፍሳቲክሙ። ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ይብል። ስራ የነሐስ መታጠቢያ እና የነሐስ መሠረት ለእርሱ ለመታጠብ፣ እና ታስቀምጠው በምስክርነቱ ድንኳን እና በመሠዊያው መካከል፣ እና ውሃ ታፈሰሰበት። እና ኦሮን ከእርሱ እጁንና እግሮቹን በውሃ ይታጠባል፣ ደቀ መዛሙርቱም እንዲሁ። ጊዜ ወደ የምስክርነት ድንኳን ሲገቡ በውሃ ይታጠባሉ እና አይሞቱም፣ ጊዜ ወደ መሠዊያው ለማገልገል እና መሥዋዕቶቹን ለእግዚአብሔር ለማቅረብ ሲቀርቡ። እጁቻቸውንና እግሮቻቸውን በውሃ ይታጠቡ፣ ወደ የምስክርነት ድንኳን በሚገቡበት ጊዜ፣ በውሃ ይታጠቡ፣ እንዳይሞቱ፣ እና ይህ ላቸው ዘለዓለማዊ ሕግ ይሆን፣ ለእርሱና



እንተ መንፈስ መለኮታዊ ዘጥበብ ወዘኣኸምሮ ወዘአውቀት በኩሉ ግብር ለሐሳብ። እና ለመንጻፍ፣ ወርቁን፣ ብሩሩን፣ ናሐሱን፣ ሐያሲንቱን፣ ሐምራዊውን፣ እና የተፈተለውን ቀይውን ለመሥራት፣ እና በድንጋይ ሥራ፣ እና በእንጨት አናጺነት ሥራዎች፣ በኩሉ ሥራዎች ለመሥራት። እና እኔ እርሱን ሰጠሁት እና ኤልያብን የአኪሳማክን ከዳን ነገድ፣ እና ለእያንዳንዱ ለሚገባ ልብ ግንዛቤን ሰጥቼአለሁ። እና ለአንተ ያዘዘኩህን ሁሉ ያደርጋሉ፤ የምስክርነቱን ድንኳን፣ የኪዳኑን ታቦት፣ በላዩ ያለውን የምሕረት መቀመጫ፣ እና የድንኳኑን አቃዎች። እና መሠዊያዎቹን፣ እና ጠረጴዛውን እና ሁሉንም ዕቃዎቹን፣ እና ንጹሕ መቅረዙን እና ሁሉንም ዕቃዎቹን እና መታጠቢያውን እና መሠረቱን፣ እና የአሮን የአገልግሎት ልብሶች፣ እና የልጆቹን ልብሶች ለእኔ ለካህንነት ለማገልገል። እና የቅብዓት ዘይትና የቅዱስ የቅንጅት ዕጣን፣ እኔ ያዘዘኩህን ሁሉ እንደ ያደርጋሉ።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ይብል። ወአንተ አዘዘ ለደቂቀ እስራኤል እንደ ተብል፡ ርአዩ ወሰንብተዩ ዕቀቡ፤ ተአምር ውእቱ እምኔዩ ወውስተ እንትሙ ለትውልደ ክሙ፡ ከመ ታአምሩ እስመ አነ እግዚአብሔር ዘያቀድሰክሙ። እናንተም ሰንበታትን ጠብቁ፤ ምክንያቱም ይህ ለእናንተ ለጌታ ቅዱስ ነው። የሚያረክሰው በሞት ይገደላል፤ በእሱ ውስጥ ሥራ የሚሠራ ሁሉ፣ ያ ነፍስ ከሕዝቡ መካከል ተጠፋለች። ስድስት ቀናት ሥራዎችን ተሰራለህ፤ በሰባተኛው ቀን ግን ሰንበታት፣ ለጌታ ቅድስት አረፍት ነው፣ በሰባተኛው ቀን ሥራ የሚሰራ ሁሉ ይገደላል። እና የእስራኤል ልጆች ሰንበታትን ይጠብቃሉ፣ በትውልዶቻቸው እነርሱን ለማድረግ። ቃል ኪዳን ዘለዓለም በእኔ እና ለደቂቀ እስራኤል፣ ምልክት ነው በእኔ ዘለዓለም፣ እስመ በስድስት መዋዕል ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ እና ምድረ፣ እና በመዋዕል ሰባዕ አረፈ እና ጎደገ። ወሰጠ ለሙሴ፣ መቼ አረፈ እየተናገረ ከእርሱ ጋር በሲና ተራራ፣ ሁለቱን የምስክርነት ጽላቶች፣ የድንጋይ ጽላቶች በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉ።

ወርአዮ፡ ሕዝብ፡ አስመ፡ ረዘመ፡ ሙሴ፡ ለደወርድ፡ አምተራራ፡  
ተጋብኦ፡ ሕዝብ፡ ላዕለ፡ ኦሮን፡ ወደብልዎ፡ ተገሥኦ፡ ወግበር፡ ለነ፡  
አማልክተ፡ አለ፡ የሐውሩ፡ ቅድሜነ፡ አስመ፡ ሙሴ፡ ዝንቱ፡ ብአሲ፡  
ዘአውፅኦነ፡ አምድረ፡ ግብጽ፡ ኢንአምር፡ ምንተ፡ ቦነ፡ ሎቱ፡፡ ወደቤሎሙ  
ኦሮን፡ አውልቁ ዘአዝነ ወርቅ ዘውስተ አአዛነ አንስቲካሙ ወደቁቅካሙ፡  
ወአምጽኡ ጎቤየ፡፡ ወአውጽኡ ኩሉ ሕዝብ እንታ ወርቅ እንተ  
በአአዛኒሆም ወአምጽኡ ጎበ ኦሮን፡፡ ወተቀበለ አምኔሆሙ እደዊሆሙ፡፡  
ወቀረጾሙ በመጽሐፍ፡ ወገብረ እግብጠ ዘተሰውከ፡ ወደቤ፡ አሉ  
አማልክቲክ እስራኤል፡ አለ አዕረጉክ አምድረ ግብጽ፡፡ እና ኦሮን አይቶ  
በፊቱ መሠዊያ ሠራ፡፡ እና ኦሮን አወጀ እንዲህ ብሎ፡ የጌታ በዓል ነገ  
ነው፡፡ እና በማግስቱ ቀደም ብሎ ተነስቶ ሙሉ ማቃጠያዎቹን አመጣ፡፡  
እና የድነት መስዋዕት አቀረበ፡፡ እና ሕዝቡ ለመብላት እና ለመጠጣት  
ተቀመጠ፡፡ እና ለመጫወት ተነሱ፡፡

እና አግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ ተናገረ፡ ፈጥነህ ሂድ፡  
ከዚህ ውረድ፡ ከግብጽ ምድር ያወጣህው ሕዝብህ ኃጢአት አድርጓልና፡፡  
ተላለፉ በፍጥነት ከመንገዱ፡ ዘአዘዝኩ ሎሙ፡፡ ገብሩ ለርአሶሙ ጥጁ፡  
ወሰገዱ ሎቱ፡ ወአሥዋዩ ሎቱ፡ ወደቤሉ፡ አሉ አማልክቲክ እስራኤል፡ አለ  
አውጽኡክ አምድረ ግብጽ፡፡ እና አሁን ፍቀደኝ፡ እና በቁጣ ተቈጥቼ ወደ  
እነርሱ፡ እነርሱን አጠፋቸዋለሁ፡ እና አንተን ወደ ታላቅ ሕዝብ  
እሠራሃለሁ፡፡ እና ሙሴ በአግዚአብሔር አምላክ ፊት ተለመነ፡ እና አለ፡  
ለምንድን ነው አግዚአ፡ በቁጣህ በሕዝብህ ላይ የምትቈጣው፡ እነዚያን  
ከግብጽ ምድር በታላቅ ኃይል እና በከፍተኛ ክንድህ ያወጣህ? አይ ፈጽሞ  
ይበሉ ግብፃውያን እያሉ፡ ከክፋት አወጣቸው ለመገደል በተራሮቹ እና  
ለማጥፋት እነርሱን ከምድር፡፡ አቁም የቁጣህን ቁጣ፡ እና ርጎሩህ ሁን  
በሕዝብህ ክፋት ላይ፡፡ ተዘክሮ አብርሃምን እና ደስሐቅን እና ያዕቆብን  
የአንተን አገልጋዮቹ፡ እነዚህ መሐልከላቸው በራስህ፡ እና ተናገርከላቸው  
እያልክ፡ እባዛ ዘራቸሁን እንደ ከዋክብተ ሰማይ በብዛት፡ እና ሁሉንም  
ደህቸን ምድር እንደ አልክ ለመስጠት ለእነርሱ፡ እና ደይዘኩት  
ለዘለዓለም፡፡ ወተመሐረ፡አግዚአብሔር፡ከሙ፡የድሃን፡ሕዝቡ፡፡

እናም ሙሴ ተመልሶ ከተራራው ወረደ፤ እና የምስክርነቱ ሁለቱ ጽላቶች በእጃቸው ነበሩ፤ ድንጋጋዊ ጽላቶች በሁለቱም ክፍሎቻቸው የተጻፉ፤ ከዚህም ከዚያም የተጻፉ ነበሩ። እና እነዚያ ጽላቶች የእግዚአብሔር ሥራ ነበሩ፤ እና ጽሑፉም የእግዚአብሔር ጽሑፍ ሲሆን በእነዚያ ጽላቶች ላይ ተቀርጾ ነበር። ወሰሚዎ፡ኢየሱስ፡ቃለ፡ሕዝብ፡ እለ፡ደጸርጉ፡ደብል፡ኅብ፡ሙሴ፡ቃል፡ብርት፡በውስተ፡ትዕይንት። እና ደላል፡ የጦር ድል ድምጽ አይደለም፤ ወይም የሸንፈት ድምጽ አይደለም፤ ግን የወይን መዘመር ድምጽ እኔ አሰማለሁ።

እና ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ፤ ወጡን እና ዳንሶቹን አየ፤ እናም ሙሴ በቁጣ ተቈጥቶ ሁለቱን ጽላቶች ከእጃቸው ወረወረ፤ እና በተራራው ስር አስቆራረጣቸው። እና ዘወሰደ ውስጥ ጥጃ ዘአደረጉ አቃጠለ ውስጥ እሳት፤ እና ፈጩ ቀጭን፤ እና ረጩ በውኃ፤ እና አጠጣ ለልጆቹ እስራኤል። ወይቤ፡ሙሴ፡ለኦሮን፡ምንተ፡ገብረ፡ለከ፡ዘሕዝብ፡ዝንቱ፡ እስመ፡አምጻእከ፡ላዕሌሆሙ፡ኅጢአተ፡ዐቢዮ። ወይቤ አሮን ኅብ ሙሴ፡ እንዘ ኢትምዐዝ እግዚአኛ፡ አንተ ሰ ታአምር ቍጣ ዘሕዝብ ዝንቱ። ደላሉ ለእኔ፡ አድርግልን አምልክት የሚሄዱ ከፊታችን፤ ሙሴ ደህ ሰው ያወጣን ከግብጽ፡ አናውቅም ምን እንደሆነው። ወአንሰ እቤሎሙ፡ እመ ለአሐዱ ሀሎ ወርቅ፡ አውጽእኛ። ወወሀብዎኒ፡ ወወረወርኩ ውስተ እሳት፡ ወወፅአ ላህም ዝንቱ። ወርእዮ ሙሴ ዘሕዝብ እስመ ተበተነ ፡ በተነሰ እስመ ሎሙ አሮን ተሣሕሎ ለፀረኞሙ ። ሙሴ ግን በሰፈሩ በር ላይ ቆሞ አለ፤ ማን ወደ ጌታ? ወደ እኔ ይምጣ። ስለዚህ የሌዊ ልጆች ሁሉ ወደ አርሱ ተሰበሰቡ። እና እንዲህ ይላቸዋል፤ ጌታ የእስራኤል አምላክ እንዲህ ይላል፤ እያንዳንዱ ሰይፍን በሰገራው ላይ ያስቀምጥ፤ እና በሰፈሩ በኩል ከበር ወደ በር ያልፉ እና ይመለሱ፤ እና እያንዳንዱ ወንድሙን፤ እያንዳንዱ ጎረቤቱን፤ እና እያንዳንዱ ቅርቡን ይገደሉ። ወደቁቀ ሌዊ አደረገ እንደ ተናገረ ሎሙ ሙሴ፡ ወወደቁ እምነ ሕዝብ በይክቲ መዓልት ሦስት ሺህ ሰብአ። ወአመሩ፡ ሎሙ፡ ሙሴ፡ መላእክሙ፡ እደዊክሙ፡ ዮም፡ ለእግዚአብሔር፡ ኩሉ፡ ውስተ፡ ወልዱ፡ ወውስተ፡ እኑሁ፡ ከመ፡ ደሁብ፡ ላዕሌክሙ፡ በረከተ።

ወሆነ፡ ድሳረ፡ ጽባሕ፡ ደቤ፡ ሙሴ፡ ጎብ፡ ሕዝብ፡ አንተሙ፡ አበስከሙ፡ ጎጢአተ፡ ዐቢዩ፡ ወደእዜ፡ እዐርግ፡ ጎብ፡ እግዚአብሔር፡ ከሙ፡ እስረደ፡ በእንተ፡ ጎጢአትክሙ። ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ፡ እና አለ፡ እግዚአብሔር፤ አለምናለሁ፤ ይህ ሕዝብ ታላቅ ኃጢአት አደረገ፤ እና ለራሳቸው ወርቃማ አማልክትን አደረገ። ወአሁ እመ ጎደግከ ሎምሙ ጎጢአቶሙ ጎድግ፤ እመሰ አኮ ጠራጥረኒ እምነ መጽሐፍክ እንተ ጸሐፍከ። ወደቤ፡እግዚአብሔር፡ጎብ፡ሙሴ፡እመ፡ዘ፡አበሰ፡ቅድሜዩ፡ እሰርዮሙ፡እምነ፡መጽሐፍዩ። አሁን ግን ሂድ፡ ውረድ፡ እናም ይህን ሕዝብ ወደ ያልኩህ ቦታ መራ፤ እነሆ መልአኬ በፊትህ ይቀድማል፤ በምኃበኝበት ቀን ግን ጎጢአታቸውን ላይቸው አመጣለሁ። ወመታ እግዚአብሔር ለሕዝብ በእንተ ግብረ ጥጁ ዘገብረ አሮን።

33

እና እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አለ፡ ቅደም በል፤ ከዚህ ውጣ አንተና ህዝብህ፤ ከግብጽ ምድር ያወጣኸው፤ ወደ ምድር፤ ለአብርሃም እና ለይስሐቅ እና ለያዕቆብ በመላለፍ፤ ለዘርህ እሰጣታለሁ ብዬ። ወእልክ መልአክዩ በቅድመ ገጽከ፤ ወያወጽኦ አሞራዎን፤ ወኬጤዎን፤ ወፌሬዜዎን፤ ወጋርጊሴዎን፤ ወኤዋዎን፤ ወኢዬቡሴዎን፤ ወከናናዎን። እናም ወደ ወተተና ማር የምትፈስስ ምድር አስገባሃለሁ፤ ነገር ግን ከአንተ ጋር አልወጣም፤ ምክንያቱም አንተ ጠንካራ አንገት ያለህ ህዝብ ስለሆንክ፤ በመንገድ ላይ እንዳላጠፋህ። ወአዳምጦ ሕዝብ ለዝንቱ እኩደ ቃል አሐዘነ በሐዘናት። እና እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆቹ አለ፡ አንተሙ ጽኑዕ ክሳድ ሕዝብ ናቸሁ፡ ተመልከቱ፡ ሌላ መቅሠፍት በላዕሌክሙ አነ አላምጣ፡ እና እጠፋቸኋለሁ፡ አሁን እንግዲህ የክብራቸሁን አልባሳት እና ዓለማዊ ጌጣጌጥ አውጡ፡ እና ለአንተ የማደርገውን አሳደሃለሁ። ወአውረዩ ደቂቀ እስራኤል አልባሲሆሙ ወጋጋዮሙ እምነ ደብረ ኮራብ። ወአንሥኦ ሙሴ ደብተራሁ፤ ተከለ አፍኦ ዘደብተራ፤ ርሑቅ እምደብተራ፤ ወተሰምዩ ደብተራ ምስክር፤ ወኮነ፤ ኩሉ ዘይፈቅድ እግዚአብሔር ወፅኦ ውስተ ደብተራ ዘአፍኦ ዘደብተራ። ጊዜ ግን ሙሴ ወደ ድንኳን ከሰፈሩ ውጭ ሲገባ፤ ሁሉ ሕዝብ እያንዳንዱ በየድንኳኑ በር ቆመው እየተመለከቱ፤ እና ሙሴ ወደ ድንኳኑ

እስኪገባ ድረስ እየሄደ ሲሆን ተመለከቱት። እንደ ሙሴ ወደ ድንኳን ሲገባ፣ የደመና ዓምድ ይወርድ ነበር፣ እና በድንኳኑ በር ላይ ቆሞ ለሙሴ ይናገር ነበር። ወይነግር ለሙሴ። ወይራኪ ኩሉ ሕዝብ ዐምደ ደመና ቆመ ላዕለ ጥገተ ደብተራ። ወቆሙ ኩሉ ሕዝብ፣ ሰገዱ እያንዳንዱ እምጥገተ ደብተራ ዚህ። ወተናገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ፣ ገጽ ወደ ገጽ፣ እንደ አንድ ሰው ወደ የራሱ ወዳጅ እንደሚናገር፣ ወተመለሰ ወደ ሰፊሩ፣ ነገር ግን አገልጋይ ኢየሱስ ልጅ ናቄ ወጣት ከድንኳኑ አልወጣም።

ወይቤ ሙሴ ጎበ እግዚአብሔር ናሁ አንተ ትብላሊ አዕርግ ዘሕዝብ ዘንተ አንተሰ ኢአርኢብኒ ዘትፌት ምስሌየ አንተሰ ብሂኒ አእመርከ እምኩሉ ወሞገሰ ጎበኒ ስለዚህ ቢሆን በፊትህ ጸጋ ያገኘህ፣ ራስህን በግልጽ አሳየኝ፣ እንድመለከትህ፣ በፊትህ ጸጋ ያገኘህ እንድሆን፣ እና ደህ ታላቁ ብሔር የአንተ ሕዝብ መሆኑን እንድአውቅ። እና እንዲህ ይላል፣ እኔ በፊትህ እሄዳለሁ፣ እናም እረፍት እሰጥሃለሁ። ወይላገኝ ወደ እርሱ፣ ከሆነ አንተ ራስህ ከእኛ ጋር ካልሄድክ፣ ከዚህ አታወጣን። እንዴት በእውነት ይታወቃል፣ ምክንያቱም አግኝቼአለሁ ጸጋን ከአንተ እኔም እና ህዝብህ፣ ነገር ግን በመገዘህ አንተ ከእኛ ጋር ካልሆነ በስተቀር? እና እከበራለሁ እኔም እና ህዝብህ ከሁሉ አሕዛብ፣ በምድር ላይ ካሉት ሁሉ። እና ጎደታ ወደ ሙሴ አለ፣ እና ደህን ቃል ምን ያልከው ለአንተ አደርጋለሁ፣ አግኝተሃል፣ አደርጋለሁ፣ ጸጋን በፊቴ አግኝተሃል፣ እና አንተን ከሁሉ አውቃለሁ። ወይቤ፣ አርእየኒ፣ ርእሰከ። ወይቤ፣ አነ፣ እሐልፍ፣ ቀዳሚከ፣ በስብሐትየ፣ ወእጼውዕ፣ በስምየ፣ እግዚአብሔር፣ ቅድመ፣ ኪያከ፣ ወእምሐር፣ ለዘ፣ እምሐር፣ ወእራሰየ፣ ለዘ፣ እራሰየ። እና እንዲህ አለ፣ የኔን ፊት ማየት አትቸልም፣ ምክንያቱም ሰው የኔን ፊት አይቶ አይኖርም። ወይቤ፣ እግዚአብሔር፣ ናሁ፣ መካን፣ ጎቤየ፣ ትቀውም፣ ላዕለ፣ ኩኩሕ። ሰዓተ ወይኩን ትሐልፍ ክብርየ፣ እሰይመከ ውስተ ሰንጠረዥ ዘኩኩሕ፣ ወእሴጠረከ በእድየ ላዕሌከ፣ እስከ እሐልፍ። እና እጁን እመስዳለሁ፣ ከዚያም የኋላየዬን ታያለሁ፣ ፊቴ ግን አይታይህም።

ወደቤ እግዚአብሔር ኅብ ሙሴ፡ ቅጥዕ ለከ ክልኤተ ጽላተ ክብነ  
በከመ እለ ቀዳምያት፡ ወዕረግ ኅቤየ ውስተ ደብር፡ ወአጽሐፍ ላዕለ ጽላት  
ቃላተ እለ ሀለወ ውስተ ጽላት እለ ቀዳምያት እለ ቀጠቅጠ። ወትሁን  
ዝግጁ ለጽባሕ፤ ወትዐርግ ላዕለ ተራራ ሲና፤ ወትቆም ሊተ ህየ በላዕለ  
ርእሰ ተራራ። እና ክንድም ሰው ከክንተ ጋር አይውጣ፤ ወይም በዚያ  
ተራራ ላይ ሁሉ አይታይ፤ እና በጎቸና በሬዎቸም በዚያ ተራራ ክቅራቢያ  
አይገኛ። ወቀረጸ ሁለተ ጽላተ ድንጋይ፡ በከመ ወቀዳሚያት፡ ወበጽሐ  
ሙሴ ዐርግ ውስተ ደብረ ሲና፡ በከመ አዘዘ ሎቱ እግዚአብሔር፡ ወነሥክ  
ሙሴ ሁለተ ጽላተ ድንጋይ። እና ጌታ በደመና ወረደ፤ እና እዚያ ለእሱ  
ቆመ፤ እና በጌታ ስም ጠራ። ወአልፈ እግዚአብሔር ቅድመ ገጹ፤ ወጸውዐ  
እግዚአብሔር አምላክ መሓሪ ወምሕረተኛ፤ ረዊሕ መንፈስ ወብዙሳ  
ምሕረት ወዳድቅ። ወጽድቀ የሚጠብቅ ወምሕረተ ውስተ ሺሃት፤  
ዓመፀተ ወዐመፀተ ወኅጢአተ የሚያስወግድ፤ ወይነ አይ ያነፀ፤ ዓመፀተ  
አበው ላይ ልጆቹ ወላይ ልጆቹ ልጆቹ ላይ ሣልስተ ወራብዕተ ትውልድ  
የሚያመጣ። ወአስቸኳለ፡ ሙሴ፡ ወደፍክ፡ ላዕለ፡ ምድር፡ ወሰገደ። ወደቤ፡  
እመ፡ ረከብኩ፡ ሞገሰ፡ ቅድመ፡ ከ፡ ደሑር፡ እግዚአኛ፡ ምስለ፡ ነ፡ ሕዝብ፡  
እስመ፡ ጽኑዐ፡ክሳድ፡ ውክቱ፡ ወትሰድድ፡ አንተ፡ ኅጢአተ፡ ነ፡ ወመዐተ፡ ነ፡  
ወንኩን፡ ለከ።

እና ግድታ ወደ ሙሴ እንዲህ አለ፡ እነሆ፤ እኔ ከሁሉ ሕዝብህ ፊት  
ለክንተ ቃል ኪዳን አደርጋለሁ፤ በሁሉ ምድር እና በሁሉ ሕዝብ  
ያልሆነውን ክቡራትን አደርጋለሁ፤ እና ሁሉ ሕዝብ፡ አንተ በእነርሱ  
መካከል ያለህ፤ የግድታን ሥራዎቹ ያያል፤ ምክንያቱም እኔ ለአንተ  
የማደርገው አስደናቂ ነው። ተጠንቀቅ አንተ ኩሎ ዘእኤዝዘከ፤ ናሁ እኔ  
እሰድድሙ እምቅድመ ገጽክ ለአሞራውያን፤ ወካናናውያን፤  
ወፌሬዛውያን፤ ወኬጣውያን፤ ወኬዋውያን፤ ወጌርጊሳውያን፤  
ወኢያቡሳውያን። ለራስህ ተጠንቀቅ፤ ከምድሪቱ ነዋሪዎቹ ጋር ዘወትር  
ኪዳን እንዳትሥራ፤ ወደ አሷ ስትገባ፤ በእናንተ መካከል መሰናክል  
እንዳይሆንልህ። የእነርሱን መሠውያቶቹ ታፈርሳላቸሁ፤ እና የእነርሱን  
ምሰሶዎቹ ታስበጥብጣላቸሁ፤ እና የእነርሱን ደኖቹ ታቆርጣላቸሁ፤ እና  
የእነርሱ አማልክት የተቀረጹ ምስሎች በእሳት ታቃጥላላቸሁ። ለሌሎች  
አማልክት አትሰገዱ ፤ ለእርሱ ግድታ አምላክ ቀናተኛ ስም ነው ፤ አምላክ

ቀናተኛ ነው። አይ ፈጽሞ አትሥራ ኪዳን ለእለ ይነብሩ ላዕለ ምድር፤  
ወይዝነዩ ድኅረ አማልክቲሆም፤ ወይሥውዑ ለአማልክቲሆም፤  
ወይጸውዑከ፤ ወትብላዕ ዘሎሙ። እናም ከእነርሱ ሴት ልጆቻ ለወንድ  
ልጆቻህ ተወስኑ፤ እናም ከሴት ልጆቻህ ለወንድ ልጆቻቸው ትሰጥ፤ ሴት  
ልጆቻህም በአማልክቶቻቸው ኋላ ይዝሙ፤ ወንድ ልጆቻህም  
በአማልክቶቻቸው ኋላ ይዝሙ። ወአማልክተ፡ ዘተሰውኩ፡ ኢትገብር፡  
ለርእስከ። እና የማይፈግ ዳቦ በዓልን ትጠብቃለህ፤ ሰባት ቀናት ማይፈግ  
ዳቦ ትበላለህ፤ እንደ አዘዝኩህ፤ በወጣቶቹ ወር ጊዜ፤ በወጣቶቹ ወር  
ነው ከግብጽ የወጣህ። ሁሉ የሚከፍት ማኅፀን ለእኔ ናቸው ወንዶቹ፤  
ሁሉ በኩር ጥጃ እና በኩር በግ። እና የመጀመሪያ ልደት የጫና እንሰሳን  
በበግ ትቤዛለህ፤ ግን ከሆነ አትቤዛው፤ ክብር ትሰጣለህ። ሁሉንም  
የመጀመሪያ ልደት የልጆቻህን ትቤዛለህ፤ በፊቴ ባዶ እጅ አትታይም።

ስኑስት ቀናት ትሠራ፤ በሰባተኛው ግን ታርፍ፤ በዘርፍና በመከር ጊዜ  
እረፍት። እና የሳምንታት በዓል ታደርግልኝ፤ የሰንዴ ማጨድ መጀመሪያ፤  
እና የጉባኤ በዓል በዓመቱ መካከል። ሦስት ጊዜያት በዓመቱ ኩሉ ወንድህ  
በፊተ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይታያል። ጊዜ እኔ እንዳሰወጣ  
አሐዛብ ቅድመ ገጽክ ወእሰፋ ደንገጽክ፤ አልቦ ዘይመኝ ምድርከ፤ ጊዜ  
ትዕርግ ለትርአይ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክከ፤ ሠለስቱ ጊዜያት  
በዓመት። አይ ትሰውር በእርሾ ላይ የዕጣኔን ደም፤ እና የፋሲካ በዓል  
መሥዋዕት እስከ ጠዋት አይተኛ። የመሬትህን መጀመሪያ ፍሬ ወደ  
እግዚአብሔር አምላክህ ቤት ታስቀምጣለህ፤ በግን በእናቱ ወተት  
አትበስል። ወይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ኅብ፡ ሙሴ፡ ጸሐፍ፡ ለነፍሰከ፡ ዘቃላተ፡  
እሉ፡ እስመ፡ በዘቃላት፡ እሉ፡ አሰፈርኩ፡ ለከ፡ ኪዳን፡ ወለእስራኤል። እና  
ሙሴ በፊተ እግዚአብሔር አርባዓ መዋዕለ ወአርባዓ ሌሊተ እዚያ ነበረ፤  
እንጂራ አልበላ፤ ማየኒ አልሰተየ፤ ወጸሐፈ ላዕለ ጽላት እሉ ቃላተ ዘኪዳን፤  
አሥራ ቃላት።

እንደ ሙሴ ከተራራው እየወረደ፤ ሁለቱ ጽላቶቹ በሙሴ አጅቶ ላይ  
እያሉ፤ ከተራራው እየወረደ፤ ሙሴ ከእርሱ ጋር በሚናገርበት ጊዜ የፊቱ  
ቆዳ አይታ ተከብሯል ብሎ አያውቅም ነበር። እና ርእዮ አሮን ወኩሉ  
ሊቃነ ጳጳሳት እስራኤል ለሙሴ፡ ወኮነ ክቡረ ርእየተ ቀለመ ገጹ። ወፈርሁ

ለምቅራቡ። ወጸው፡ ሎሙ፡ ሙሴ፡ ወተመደጡ፡ ጎቤሁ፡ አሮን፡  
ወኩሎሙ፡ መላእክተ፡ ማሳበር፡ ወተናገረ፡ ሎሙ፡ ሙሴ።

ወድሳረ፡አሉ፡መጽኑ፡ጎቤሁ፡ኩልሎሙ፡ደቂቀ፡  
እስራኤል።ወአዘዘሙ፡ኩሎ፡ዘአዘዘ፡እግዚአብሔር፡ጎቤሁ፡በደብረ፡ሲና።  
ወአስመ፡ አዕረፈ፡ እምነገር፡ ምስሌሆም፡ ወደዓ፡ ሙኅፈሪት፡ ላዕለ፡ ገጹ።  
ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ከእርሱ ጋር ለመናገር ሲገባ መሸፈኛውን  
እስከሚወጣ ድረስ ያነሳው ነበር፤ እና ወጥቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን  
ሁሉ ለእስራኤል ልጆቹ ሁሉ ደናገር ነበር። እና ርኢዩ ደቂቀ እስራኤል ገጽ  
ሙሴ እስመ ተሰብሐ፤ ወአንበረ ሙሴ መሸፈኛ ላዕለ ገጹ እስከ ደባእ  
ከመ ደትናገር ምስሌሁ።

35

እና ሙሴ የእስራኤልን ልጆቹ ጉባኤ ሁሉ አሰባሰበ፤ እና አለ፡ እነዚህ  
ጌታ እንዲያደርጉቸው ያለው ቃላት ናቸው። ስድስት ቀናት ሥራዎቹን  
ትሰራለህ፤ ግን በሰባተኛው ቀን አረፍት፤ ቅዱስ፡ ሰንበት፤ ለጌታ አረፍት  
ነው፤ በዚህ ቀን ሥራ የሚሰራ ሁሉ ይሙት። በሰንበታት ቀን በሁሉ  
መኖሪያቸው አሳት አታቃጥሉ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ወደቤ፡ ሙሴ፡  
ጎበ፡ ኩሉ፡ ማሳበር፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይብል፡ ዝንቱ፡ ቃል፡ ዘአዘዘ፡  
እግዚአብሔር፡ እንዘ፡ ይብል። ውሰዱ እምጎቤክሙ እምኔሆሙ መባክ  
ለእግዚአብሔር፤ ኩሉ ዘይትወከፍ በልቡ ያመጽኑ መባክ  
ለእግዚአብሔር፡ ወርቀ ወብሩረ ወነሐሰ። ሃያሲንዝ፡ ወደን ጠጅ፡ ድርብ  
ቀይ የተጠመዘ፤ የተጠመዘ ጥሩ ልብስ፤ እና የፍጻል ፀጉር፤ ወማእሶ፡  
ባጋዕ፡ቀይሕ፡ዘተቀብክ፡ወማእሶ፡ሰማያዊ፡ወፀፀው፡ዘኢደነቅዝ። እና  
የሳርዲዩስ አለቶቹ፤ እና አለቶቹ ለቀረጻ ለትከሻ ቁራጭ እና ለረጅም  
ልብስ። ወኩሉ፡ ጠቢብ፡ በልብ፡ እምውስቴትክሙ፡ መጺኤ፡ ደግበር፡  
ኩሎ፡ ዘአዘዘ፡ እግዚአብሔር። ዘድንኳን፡ ወዘመሸፈኒያት፡  
ወዘመጋረጃት፡ ወዘመስቀልት፡ ወዘመዘርጊያት፡ ወዘዐምድት። እና  
የምስክርነት ታቦት፤ እና የእሷ ዐንጻጽ፤ እና የእሷ መሸፈኛ፤ እና መጋረጃ።  
ወዘማእደ፡ ወኩሉ፡ንዋያ፡ዘእያ። እና የብርሃኑን መቅረዝ እና ሁሉንም  
የእሷን ዕቃዎቹ ወመሥዋዕተ፡ ወኩሎ፡ ንዋዮ። እና የቅዱስ አሮን ካህን

መልበሳት፣ እና በእነሱ የሚያገለግሉባቸው መልበሳት፣ እና የአሮን ወንዶች የካህንነት ቱሪኮች፣ እና የቅብዓት ዘይት፣ እና የድብልቅ ዕጣን።

ወወጽኦት፡ኩሉ፡ማሳበረ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡እምነ፡ሙሴ። እና ከመጡ እያንዳንዱ፣ የተኞቹን ልባቸው ከመጣ፣ እና ለምን ያህሎች በነፍሳቸው ታዩ፣ መባ፣ እና ከመጡ መባ ለእግዚአብሔር ወደ ሁሉ ሥራዎች የምስክርነቱ ድንኳን፣ እና ወደ ሁሉ ከገልግሎቶቿ እና ወደ ሁሉ ልብሶች የቅዱሱ። ወከምጽኦት፡እሙንቱ፡ብእሲ፡እምነብ፡አንስት፡ኩሉ፡ዘጎሠሠ፡ ለልቡ፡ከምጽኦት፡ማሳተማተ፡ወመዓጽደ፡ወቀለብተ፡ወሰናስለ፡ወመዓጽደ፡ ኩሎ፡ንዋየ፡ወርቅ። ወኩሉ እለ ከምጽኦት መባረሪያተ ወርቅ ለእግዚአብሔር፣ ወጎበ ተረክበ ጥጥ፣ ወቆዳ ሰማያዊ ወቆዳ በግዕ ቀይሕ የተቀባ ከምጽኦት። ወኩሉ ዘያነሥእ መባከ፣ ከምጽኦት ብረረ ወናሐሰ፣ መባከተ ለእግዚአብሔር፣ ወጎበ እለ ተረክበ እንቀ። ዘኢደነቅዝ፣ ወለኩሉ ግብረ ዘአስተዳሎ ከምጽኦት። ወኩሉ፡ብእሲት፡ጠቢብ፡ልብ፡ በአዲሞሆሙ፡ለመሥረግ፡ከምጽኦት፡ሥርገዋተ፡ሐምራዊ፡ወወደን፡ ወቀይሕ፡ወሰገድ። ወኩሉ፡እማንቱ፡አንስት፡እለ፡ጎሠሠ፡ለልቦሙ፡ በጥበብ፡ነሠጉ፡ሥዕርተ፡ማዕዝ። እናም መሳፍንቱ የዘመራልድ ድንጋዮችንና የመሙላት ድንጋዮችን ለክንፍ-ልብሱና ለጡሱ-ሰሌዳው ከመጡ። እና ውህደቱን ፣ እና ለቅብኦት ቅብኦት፣ እና የዕጣን ውህድ ። ወኩሉ፡ ብእሲ፡ ወብእሲት፡ እለ፡ ፈነወ፡ ልቦሙ፡ ለመግባክ፡ ለገቢር፡ ኩሎ፡ ግብረ፡ እንተ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለገቢር፡ በእንተ፡ ሙሴ፡ ከምጽኦት፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ መባከ፡ ለእግዚአብሔር። እና ሙሴ ለእስራኤል ወገኖች አለ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰም ጠርቶአል ለበጸልኤል የኩራምስ ልጅ የሆርን፣ ከደሁዳ ነገድ፣ እና በመለኮታዊ መንፈስ፣ በጥበብ፣ በማስተዋል እና በሁሉ አውቀት ሞላው። አርክቴክት መሆን በሁሉ የአርክቴክቸር ሥራዎች መሠረት፣ ወርቁን እና ብረን እና ነሐሱን ማድረግ፣ ወለሥራዩ፡ድንጋይ፡ወለሥራዩ፡እንጨት፡ወለግብር፡በኩሉ፡ ሥራዩ፡ጥበብ። እና ለማስፈር እንኳን በሐሳቡ ለእርሱ እና ለኤልያብ የአኪሳማክ ከነገድ ዳን ሰጠ። እና በጥበብ፣ በግንዛቤ፣ በአእምሮ መላቸው፣ የቅዱስን ስራዎች ሁሉ ለመረዳት እና ለማድረግ፣ እንዲሁም በቀይ ቀለም እና በጥጥ ሸመኔዎችንና ጥልፈቶችን ለመሸመን፣ የሕንፃና የጥልፈት ሁሉንም ስራ ለማድረግ መላቸው።

ወገብረ፡በሴልኤል፡ወኤልያብ፡ወኩሉ፡ጠቢብ፡በልብ፡ዘተውህበ፡  
 ጥበብ፡ወአእምሮ፡ውስቴቶሙ፡ከመ፡ያእምሩ፡ደግበሩ፡ኩሎ፡ግብረ፡በከመ፡  
 ቅዱሳት፡ዘይደሉ፡በከመ፡ኩሉ፡ዘአዘዘ፡እግዚአብሔር። ወጠራ ሙሴ  
 በጸልኤልን ወኤልያብን ወኩሎሙ ዘአሎሙ ጥበብ፡ ዘወህበ  
 እግዚአብሔር ዕውቀተ በልበሙ፡ ወኩሎሙ በፈቃድሙ ዘፈቀዱ  
 ደምጽኩ ኅበ ግብሩ፡ ከመ ያፈጽምዎ። ወነሥኩ እምሙሴ ኩሎ መባኢ  
 ዘአምጽኩ ደቂቀ አስራኤል ውስተ ኩሉ ግብረ ቅዱስ ለግበር ሎሙ፤  
 ወእሙንቱ ደትቀበሉ ዘበዘ ዘይመጽኩ እምኅቤሆሙ ለእለ ያመጽኩ  
 ጽባሐ። ወመጡ ኩሉ እለ ጠቢባን እለ ደገብሩ ግብረ ቅዱስ፡ ኩሉ ሰብእ  
 በግብሩ ዘይገብሩ እሙንቱ። እና ወደ ሙሴ አለ፡ ምክንያቱም ሕዝቡ  
 እግዚአብሔር እንዲያደርግ ያዘዘውን ሥራዎቹ እንደሚመለከት ብዛት  
 ያመጣል። ወአዘዘ ሙሴ ወአውጠነ በውስተ ትዕይንት እንዘ ይብል፡  
 ብእሲ ወብእሲት ኢደግበሩ ዘእንከ ውስተ መባእ ዘቅዱስ። ወተከልአ  
 ሕዝብ ዘእንከ ያመጽኩ። እናም እቱ ሥራዎቹ ለእነርሱ ግንባታውን  
 ለማድረግ በቂ ነበሩ። እናም ተረፈ። እና ሁሉ ጠቢብ በሚሰሩት ውስጥ  
 የቅዱሳንን ልብሶቹ አደረገ፤ እነዚያም የኦሮን የካህን ናቸው፤ እንደ ጌታ  
 ለሙሴ እንደ አዘዘው። እና የትከሻውን ቁራጭ ከወርቅ፡ ከሰማያዊ፡  
 ከሐምራዊ፡ ከተፈተለ ቀይ እና ከተጠመዘ ጥሩ ተልባ አደረገ። ወተቈረጸ  
 መጣልዕት ዘወርቅ ጸጉር፡ ከመ ደሰፍሕ ምስለ ሰማያዊ፡ ወምስለ  
 ሐምራዊ፡ ወምስለ ቀይሕ ዘተፈተለ፡ ወምስለ ሰገድ ዘተወተለ፡ ግብረ  
 ሰፊሕ ገብርዎ። የትከሻ ምሶቹ ከሁለቱም ክፍሎቹ የሚያጠናቅቁ፡  
 የተሸመነ ሥራ እርስ በርሱ የተጠመረ በራሱ። ከእርሱ አደረገት እንደ  
 ግጥሙ፡ ከወርቅ፡ ከሰማያዊ፡ ከሐምራዊ፡ ከተሸመነ ቀይ፡ እና  
 ከተጠመገ ጥሩ ልብስ፡ እንደ እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው። ወገብሩ፡  
 ክልኤሆሙ፡እበነ፡ዘዘመራግድ፡ተጸምዱ፡ወተከደኑ፡በወርቅ፡ተሐጽቡ፡  
 ወተሰሐቱ፡ሐጽቡ፡ማኅተም፡እምአሰማቲሆሙ፡ለደቂቀ፡አስራኤል። እና  
 አኖራቸው እነርሱን በኤፎዱ ትከሻዎቹ ላይ፡ የመታሰቢያ ድንጋዮቹ  
 የአስራኤል ልጆቹ፡ እንደ ጌታ ለሙሴ ያዘዘው።

ወገበሩ መልበሰ ልብ፣ ግብረ ሥራተ ልሙድ በልሙድ፣ ከመ ግብረ ኤፎድ፣ እምወርቅ ወእምሰማያዊ ወእምሐምራዊ ወእምቀደሕ ዘተሰተዓ ወእምሰንጠረዥ ዘተሰተዓ። ርቡዕ ድርብ አደረጉ የደረት ጋሻውን፣ የአንድ ስፓን ርዝመቱ እና የአንድ ስፓን ስፋቱ ድርብ። እና በእሱ ውስጥ በድንጋይ የተሰራ ጨርቅ ተሸመነ፣ አራት ረድፍ፣ የድንጋይ ረድፍ፣ ሳርዲዮን እና ቶፓዝዮን እና ዘመራግድ፣ አንደኛው ረድፍ። ወረድቱ፣ ካልክ፡ከሐል፡ወሰን፤፤። እና ሦስተኛው ረድፍ፣ ሊገሪዮን እና አጌት እና አሜቲስት። እና አራተኛው ረድፍ፣ ክሪሳላይት እና በሪል እና ኦኒክስ በወርቅ የተከበቡ እና በወርቅ የተያዙ። እና እነዚያ ድንጋዮች ከእስራኤል ልጆች ስሞች አስራ ሁለት ነበሩ፣ ከእነርሱ ስሞች ወደ ማኅተሞች ተቀርጸው፣ እያንዳንዱ ከራሱ ስም ወደ እነዚያ አስራ ሁለት ነገዶች። ወገበሩ ላይ ዘኦራ-ክል ጽሁፍትን የተጠመረ፣ ሥራ የጠመረ፣ ከንጹሕ ወርቅ። እና ሁለት ወርቃማ ትከሻ ቁርጥራጮችን እና ሁለት ወርቃማ ቀለበቶችን አደረገ፣ እና ሁለቱን ወርቃማ ቀለበቶች በሁለቱም የጡስ ቁራጭ ጅማሮች ላይ አስቀመጡ። እና የወርቅ የተጠመዘዙ ሰንሰለቶችን በደረት ጋሻው በሁለቱም ጎኖች ላይ ባሉት ቀለበቶች ላይ አደረገ። ወውስተ፡ክልኤቱ፡መባክ፡ክልኤቱ፡ተጠቢቃን፡ሰንሰለት። ወአንበሩ፡ላዕለ፡ክልኤቱ፡ትንኲሳን፡ጋኔን፡ወአንበሩ፡ላዕለ፡መትከፍት፡ ዘኤፎድ፡ተቃራኒ፡በከመ፡ገጽ። እና ሁለት የወርቅ ቀለበቶችን አደረገ፣ እና በሁለቱ ክንፎች ላይ በቃል-በታው ጫፍ ላይ አኖሩ፣ እና በኤፎዱ የኋላ ክፍል ጫፍ ላይ ከውስጥ። ወአድረገ፡ ሁለት፡ ወርቃዊያን፡ ቀለበታት፡ ወአንበሩ፡ በሁለቱም፡ ትከሻዎች፡ የኤፎድ፡ ከታች፡ በሬቱ፡ በመገናኛው፡ ከላይ፡ የተሸመነው፡ ሥራ፡ የኤፎድ። እናም የደረት ሰሌዳውን ከቀለበቶቹ በእሱ ላይ ወደ የኤፎዱ ቀለበቶች አጣበቀ፣ በሰማያዊው ተያይዘው፣ ወደ የኤፎዱ ጨርቅ የተጠመዘዙ፣ የደረት ሰሌዳው ከኤፎዱ እንዳይፈታ፣ ጌታ ለሙሴ እንደ አዘዘው። እና ከትከሻ ቁራጭ በታች የተሸመነ ውስጥ ልብስ አደረገ፣ ሙሉ በሙሉ ሰማያዊ። ፍንጣቂው ዘልብስ በመካከል የተሸመነ እና የተጠመረ ነበረ፣ በዙሪያው ጠርዝ ያለው ፍንጣቂው የማይፈታ ነበረ። ወገበሩ ላይ አናትር ዘልብስ ታሕት እምታሕት ከመ እንተተበቀሩ ዘሮማን ሮማናት፡ እምሰማያዊ ወቀደሕ ወቀደሕ ዘተሸመረ ወሰሌዳ ዘተሸመረ። እና ወርቃማ ደወሎችን አደረገ፣ እና ደወሎቹን በልብሱ ጫፍ ላይ ዙሪያውን በሮማኖቹ መካከል አኖሩ።

ደወል ወርቃዊ እና ሮማን በልብሱ ጫፍ ላይ በዙሪያው፣ ለማገልገል፣  
እንደ አዘዘው እግዚአብሔር ለሙሴ። እና አደረጉ የጥሩ ተልባ  
ቱኒኮቸን፣ የተሸመነ ስራ፣ ለአሮን እና ለልጆቹ። እና እነዚያን ጥምጣሞች  
ከጥሩ ልሙጥ፣ እና እኔቱን ጥምጣም ከጥሩ ልሙጥ፣ እና እነዚያን  
ሱሪያዎች ከተጠመዘዘ ጥሩ ልሙጥ። እና የእነርሱን ቀበቶዎች ከጥሩ  
ተልባ፣ ከሰማያዊ፣ ከወይን ጠጅ፣ እና ከቀይ የተፈተለ፣ የተለያየ ሥራ፣  
እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ አዘዘው። ወገብሩ መስቀለ ወርቅ፣ መባእ  
ቅዱስ፣ ዘወርቅ ንጹሕ፣ ወጸሐፈ ላዕሌሁ ፊደላት ሥርዐተ ማሳተም፣  
ቅድሳት ለእግዚአብሔር። እና ሰማያዊውን ልሕም አኖሩ፣ እንደ  
ጥምጣሙ ላይ ከላይ ደሆን፣ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ አዘዘው  
መንገድ።

37

ወገብሩ፡ለድንኳን፡ዐሠርቱ፡መናፍስተ፡ ስምንት እና ሃያ እመት  
የአንዷ መጋረጃ ርዝመት ነበረ፣ ለሁሉም ተመሳሳይ ነበረ፣ እና አራት  
እመት የአንዷ መጋረጃ ስፋት ነበረ። ወገብሩ፡ዘመንጦላዕት፡እምሰማያዊ፡  
ወሐምራዊ፡ወቀይሕ፡ዘተፈተለ፡ወሰገድ፡ዘተጠዋወየ፡ግብረ፡ዘተሐንጸ፡  
ኪሩቤል። እና አስቀመጡት በአራት የማይበሰብሱ በወርቅ የተወርቁ  
ምሰሶዎች ላይ፣ ራሶቻቸውም የወርቅ ነበሩ፣ እና መሠረቶቻቸው አራት  
የብር ነበሩ። እና የምስክርነቱን ድንኳን በር መጋረጃ ከሰማያዊ፣  
ከሐምራዊ፣ ከተፈተለ ቀይ፣ እና ከተፈተለ ጥሩ ልብስ በኪሩቤል  
የተሸመነ ሥራ አደረጉ። እና አምዶቻቸው አምስት፣ እና ቀለበቶቹን፣ እና  
ራሶቻቸውን፣ እና መንጠቆቻቸውን በወርቅ ሸፈኑ፣ እና መሠረቶቻቸው  
አምስት ናስ ነበሩ።

And they made the court toward the South, curtains of the  
court from twisted fine linen, a hundred by a hundred, እና  
ዐምድቶቻቸው ሐያ ነበሩ፣ እና መሠረቶቻቸውም ሐያ ነበሩ። እና ገጹ  
ወደ ሰሜን መቶ በመቶ፣ እና ገጹ ወደ ደቡብ መቶ በመቶ፣ እና ዓምዶቻቱ  
ሃያ፣ እና መሠረቶቻቱ ሃያ። ወገብ፡ዘኅበ፡ባሕር፡መንጦላዕት፡ጎምሳ፡  
መዝራዕት፡አዕማዲሆሙ፡ዐሠርቱ፡ወመዲያቲሆሙ፡ዐሠርቱ።

ወመንገሌታ፡-ዘኅበ፡ምሥራቅ፡ኅምሳ፡መዝራዕት፡መናፍስት፡ወኅመስተ፡  
ዓወርተ፡መዝራዕት፡ዘኅበ፡ድኅረ፡፡ ወአዕማዲሆሙ፡ ሠለስቱ፡  
ወመስፈርቲሆሙ፡ ሠለስቱ፡፡ እናም በሁለተኛው ጂርባ ላይ፡ ከዚህም  
ከዚያም፡ በግቢው በር መሠረት፡ የአስራ አምስት አማ መጋረጃዎች፡  
ሦስት ምሰሶቻቸው፡ እና ሦስት መሠረቶቻቸው፡ ሁሉ የድንኳን  
መጋረጃዎች ከተጠመዘ ቀጭን ልብስ ነበሩ፡፡ ወመሠረታተ አዕማዲሆሙ  
ናሕስ፡ ወመንጦላዕቲሆሙ ብሩር፡ ወርእሶሙ ተሰውራ ብብሩር፡  
ወአዕማዲሆሙ ተሰውራ ብብሩር፡ ኩሎሙ አዕማዲ ዐጻድ፡፡ እና መንጻፊ  
ደጌተ ዐጻድ ግብረ ሥዕላዊ እም ሰማያዊ ወሐምራዊ ወቀደሐ ዘተፈተለ  
ወዘበለጠ ክዳን ዘተፈተለ ዕሥራ አማት ርዝመቱ ወቁመቱ ወስፋቱ  
ኅምስ አማት ዘይመሳሰል ለመንጻፋተ ዐጻድ፡፡ ወአዕማዲሆሙ፡-አርባዕቱ፡  
ወመካይዲሆሙ፡-አርባዕቱ፡-ብርት፡-ወመንጠልቲሆሙ፡-ብሩር፡-ወርእሶሙ፡  
ዘተለብሱ፡-ብሩር፡፡ ወኩሉ መሰመሪያን ዘእደው በዙሪያ ናሕስ፡  
ወእሙንቱ ተሰውሩ በብሩር ፡፡ ወይህ ነው አደራረግ የምስክርነት  
ድንኳን፡ እንደተታዘዘ ለሙሴ፡ አገልግሎቱ የሌዋውያን እንዲሆን  
በኢታማር ልጅ አሮን ካህን፡፡

ወበዴልኤል፡ ዘኩራዎስ፡ እምነገደ፡ ይሁዳ፡ ገብረ፡ ከመ፡ አዘዘ፡  
እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡፡ እና እልያብ ዘአኪሳማክ እምነገደ ዳን፡ ዘሐሪሰ  
መሥራዕተ ዘሥርጋት፡ ዘርስሐት፡ ወጥበባት፡ ለሥርግ በቀደሐ  
ወበልሙድ፡፡

38

ወገበረ በሴልኤል ታቦተ፡፡ ወበወርቅ፡ ንጹሕ፡ ሸፈነ፡ እያ፡  
እምውስጥ፡ ወእምአፍአ፡ እና ለእርሷ አራት የወርቅ ቀለበቶችን አሰራ፡  
ሁለት በአንድ ጎን ላይ፡ እና ሁለት በሁለተኛው ጎን ላይ፡፡ ለመንጠቆቹ  
ሰፊ፡ እንዲሁም እሷን በእነርሱ ለማንሳት፡፡ ወገብረ፡መስተሣህልተ፡  
እምላዕለ፡ታቦት፡እምወርቅ፡ንጹሕ፡፡ ወእልክቱ፡ ክልኤቱ፡ ኪሩቤላት፡  
ወርቃውያን፡፡ ከሩብ አንድ በአንድ የመቀደሲቱ ጫፍ ላይ ፡ እና ከሩብ  
አንድ በሁለተኛው የመቀደሲቱ ጫፍ ላይ ፡ በክንፎቻቸው የመሸፈኛውን  
በታ ጥላ የሚያደርጉ፡፡ እና የቀረበቸውን ጠረጴዛ ከንጹህ ወርቅ አደረጉ፡፡

እና አራት ቀለበቶቹን አፈሰሰላት፤ ሁለት በአንድ ጎን ላይ፤ እና ሁለት በሁለተኛው ጎን ላይ፤ ሰፊዎቹ፣ በእነርሱ ውስጥ በአሞሌዎቹ ለማንሳት። ወመስቀለ፡ ዘታቦት፡ ወዘማእደ፡ ገብረ፡ ወለበሰ፡ ሎሙ፡ ወርቀ። ወገበረ መሣውዕተ ማእደ፡ ማሳውዕተኒ፡ ወማዕጻዳተ፡ ወአማቅንተ፡ ወማስተፋውዖተ፡ በዘ ይፈውዕ በውስቴቶሙ፡ ወርቀ። ወገብረ፡ መኖርተ፡ ዘያብርህ፡ ወርቀ። ጠንካራ፡ ዘግንድ፡ ወዘቅርንጫፎቹ፡ እምክልኤሆን፡ ክፍሎቹ፡ ዘእሱ። ከቅርንጫፎቹ መካከል የሚወጡ ዘንጎቹ፤ ሦስት ከዚህ እና ሦስት ከዚህ፤ እርስ በርሳቸው እኩል የሚደረጉ። እና መብራቶቻቸው፤ እነዚህም በጫፎቹ ላይ ያሉት፤ ከላላ ቅርጽ ያላቸው ከእነሱ ናቸው፤ እና መቀመጫዎቹም ከእነሱ ናቸው፤ መብራቶቹ በእነሱ ላይ እንዲሆኑ፤ እና ሰባተኛው መቀመጫ፤ በመብራቱ ጫፍ ላይ ያለው፤ በጫፉ ላይ ከላይ፤ ጠንካራ ሙሉ ወርቃማ። እና ሰባት የወርቅ መብራቶች በላዩ፤ እና የወርቅ መቀሶቹ፤ እና የወርቅ የማፍሰሻ ዕቃዎቻቸው። ይህ ምሰሶዎቹን በብር አገጠ፤ እና ለምሰሶው ወርቃማ ቀለበቶቹን ጣለ፤ እና መደገፊያዎቹን በወርቅ አገጠ፤ እና የመጋረጃውን ምሰሶዎች በወርቅ አገጠ፤ እና ወርቃማ ቀንበቶቹን ሠራ። ይህ አደረገ የድንኳኑን ወርቃማ ቀለበቶች፣ የግቢውን ቀለበቶች፣ እና ሸፋኑን ከላይ ለማዘርጋት የነሐስ ቀለበቶች። ይህ የድንኳኑን የብር ራሶችን አፈሰሰ፤ እና የድንኳኑን የበሩን የነሐስ ራሶችን፤ እና የግቢውን በርን፤ እና ለምሰሶቹ የብር መንጠቆችን ሠራ፤ በምሰሶቹ ላይ ይህ በብር ሸፈናቸው። ይህ የድንኳኑን መስመሮች እና የግቢውን መስመሮች በነሐስ አደረገ። ይህ የነሐስ መሠውያውን ከነሐስ አሳት መያዣዎች አደረገ፤ እነዚያም ከቆራህ ጉባኤ ጋር ለአመፀት ሰዎች የነበሩ ናቸው። ይህ ሁሉንም የመሥዋዕት ቤተ መቅደስ መሣሪያዎች፣ የእርሱን ማጣሪያ፣ መሠረቱን፣ ጽዋዎቹን፣ እና የነሐስ ሥጋ መንጠቆዎችን አደረገ። ይህ ለመሠዋዕት መሸፈኛ አደረገ፣ የመረብ ሥራ ከአሳት ማገደው በታች ከታች እስከ ግማሹ ድረስ፤ እና ለእሱ አራት የናስ ቀለበቶች አደረገ ከመሸፈኛው አራት ክፍሎች ከመሠዋዕት፤ ለዐንጨቶቹ ሰፊ፤ እንዲሁም መሠዋዕትን በእነርሱ ለማንሳት። ይህ አደረገ የቅብአቱን ቅዱስ ዘይት፤ እና የዕጣኑን ንጹሕ ድብልቅት፤ የዐጣንጣሪ ሥራ። ይህ አደረገ የነሐስ መታጠቢያ ገንዳ እና የነሐስ መሠረቱን ከጸመ ሴቶች መስተዋቶች፣ እነዚያም በምስክርነት ድንኳን በሮች ዘንድ ጸሙ፤ በተከለከሉበት ቀን።

ወገበረ መጎጠብ፡ ከመ፡ ይትጎጠቡ፡ እምኔሁ፡ ሙሴ፡ ወአሮን፡ ወደቂቁ፡  
እደዊሆሙ፡ ወእገሪሆሙ፡ እንዘ፡ ይበውኡ፡ ውስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡  
ወእመ፡ አመ፡ ይቀርቡ፡ ጎብ፡ ምሥዋዕ፡ ለያገልግሉ፡ ይትጎጠቡ፡ እምኔሁ፡  
በከመ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡።

39

ኩሉ ወርቅ ዘተሠርዐ ውስተ ግብራት በኩሉ ግብር ዘቅዱሳት ኮነ  
ወርቅ ዘመባእ ትሱዐቱ ወዕሥራ ታላንት ወሰብዑ ምእት ወዕሥራ ሲቅል  
በሲቅል ቅዱስ። ውብር መባእ ከተቆጠሩ ሰዎቹ የገባኤው መካከል፡  
መቶ ታላንት ወአሺ ሰባት መቶ ሰባ ወአምስት ሲቅል፤ ድራክማ አንድ  
ለራስ፡ ግማሽ የሲቅል፡ በቅዱስ ሲቅል። ሁሉ ያለፈው በምርመራ ከሃያ  
ዓመት ዕድሜ እና በላይ ወደ ስልሳ አስር ሺህ፣ እና ሦስት ሺህ አምስት  
መቶ እና ሃምሳ። ወሆነ፡ እሉ፡ ምእት፡ ታላንት፡ ዘብሩር፡ ውስተ፡ ዘውዳን፡  
ዘምእት፡ ርእሳን፡ ዘደብተራ፡ ወውስተ፡ ርእሳን፡ ዘመንጦላዕት። መቶ  
ርእሶቹ ወደ መቶ ታላንቶቹ፡ አንድ ታላንት ለአንድ ርእስ፣ ወአሺህ፡ ሰባት፡  
መቶ፡ ሰባ፡ ወአምስት፡ ሲቅል፡ ገብረ፡ ውስተ፡ መንጠልጠሊያት፡  
ለአዕማድ፡ ወሸፈነ፡ በወርቅ፡ ርእሶሙ፡ ወአሰረዳ፡ ሎሙ።

እና የማንሳት መባው መዳብ ሰባ ታላንት እና ሺህ አምስት መቶ  
ሸቅል ነበረ። ወገብሩ፡እምኔሁ፡መሠረታተ፡ኖሳተ፡ደብተራ፡ዘመርጡል።  
ወመሠረታተ፡ ዐጻድ፡ በዙሪያ፡ ወመሠረታተ፡ ደጌ፡ ዐጻድ፡ ወምዕርጋተ፡  
ደብተራ፡ ወምዕርጋተ፡ ዐጻድ፡ በዙሪያ። እና የነሐስ መሸፈኛው  
የመሠዊያው፣ እና ሁሉ የመሠዊያው ዕቃዎቹ፣ እና ሁሉ የምስክርነት  
ድንኳን መሣሪያዎቹ፣ ወአደረጉ፡ደቂቁ፡እስራኤል፡በከመ፡አዘዘ፡  
እግዚአብሔር፡ለሙሴ፡ከማሁ፡አደረጉ። የቀረው የቅርባን ወርቅ ደግሞ  
በእግዚአብሔር ፊት በእነርሱ ለማገልገል ዕቃዎቹ አደረጉ። እና  
የተተወቸውን ሐያሲንት፣ ወደን ጠጅ ቀለምና ቀይ ቀለምን አደረጉ  
የአገልግሎት ልብሶቹን ለአሮን፣ በእነርሱ በቅዱስ ቦታ አንዲያገለገል።  
ወአመጡ እለ ልብሰ ጎብ ሙሴ፡ ወእለ ደብተራ፡ ወእለ ንዋያ እንታሃ፡ እለ  
መሠረታ፡ ወእለ መዝራቅታ እንታሃ፡ ወእለ አዕማዳ። ወመሥዋዕተ፡  
ወኩሎ፡ ንዋዮ።

ወዘይተ፡ዘመሲሕ፡ወዕጣነ፡ዘውህደት፡ወመኖርተ፡ንጽሕተ፡ እና  
የእሷን መብራቶቶ፡ የማቃጠያው መብራቶቶ፡ እና የብርሃኑን ዘይት፡  
ወዘማእደ፡ ዘአቀራረብ፡ ወኩሎ፡ ንዋያ፡ እንተ፡ ሊቱ፡ ወእክለ፡ ዘተሠደመ፡፡  
እና የቅዱስ ልብሶቹ እነዚያ የአሮን ናቸው፡ እና የወንዶቹ ልጆቹ ልብሶቹ  
ለካህንነት፡፡ ወመናፍስተ ዘአንጻር ወአዕማዳተ ወመንጦላዕተ ዘአፍ  
ዘደብተራ ወዘኖሳተ ዘአንጻር፡፡ ወኩሎ መርከበ ዘደብተራ ወኩሎ  
መሣርያ ዚአሃ ወማእሰ ማእሰ አባግዕ ዘተቀብአ ቀይሐ ወሸፋነ ሰማያዊ  
ወዘተረፈ ሸፋነ ወመሰመረ ወኩሎ መሣርያ ዘውስተ ግብረ ዘደብተራ  
ዘመስክር፡፡ ብዙሕ እንደ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ፡ እንደዚህ ሠሩ  
ደቁቀ እስራኤል ኩሎ ንብረት፡፡ ወርእዩ፡ ሙሴ፡ ኩሎ፡ ተግባራተ፡ ወኮኑ፡  
ግብሩ፡ ኪያሆሙ፡ በዘ፡ ኩነኔ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ከማሁ፡  
ግብሩ፡ ኪያሆሙ፡ ወባረኮሙ፡ ሙሴ፡፡

40

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ ብሎ፡፡ በአንድ ቀን  
የመጀመሪያው ወር በጨረቃ፡ የምስክርነቱን ድንኳን ታቆማለህ፡፡  
ወትሰይም፡ ዘታቦተ፡ ዘስምዕ፡ ወትሸፍን፡ ዘታቦተ፡ በመንጦላዕተ፡፡ ወታገባእ  
ዘማእደ፡ ወታሠርዕ ዘሥርዓት ዘእያሃ፡ ወታገባእ ዘመናራ፡ ወታነብር  
ዘመብራህት ዘእያሃ፡፡ ወትሰይም መሥዋዕተ ወርቅ ለማዕጠን ቅድመ  
ታቦት፡ ወትሰይም መሸፈኛ መንጦላዕተ ላዕለ ኖሳተ ደብተራ ዘሰማዕት፡፡  
ወመሥዋዕተ፡ መባኦ፡ ትሠደም፡ ጎበ፡ አኖ፡ ደብተራ፡ መርጡል፡፡ እና  
ድንኳኑን ትጠቀልላለህ፡ ኩሎንም የእርሷን በዙሪያው ታቀድሳለህ፡፡  
እናም የቀብአ ዘይቱን ትወስዳለህ፡ እና ድንኳኑን ትቀባለህ፡ እና  
በውስጧ ያለውን ሁሉ፡ እና እሷን ታቀድሳለህ፡ እና ዕቃዎቿን ሁሉ፡ እና  
ቅድስት ትሆናለች፡፡ ወትቀብእ የመሠውያ የመባኦ ወኩሎ ንዋዩ  
ወታቀድስ የመሠውያ ወይከውን መሠውያ ቅዱስ ቅዱሳን፡፡ እና  
አሮንንና ልጆቹን ወደ የምስክርነቱ ድንኳን በሮቹ ታቀርባቸዋለህ፡ እና  
በውሃ ታጥባቸዋለህ፡፡ ወትልብስ ለአሮን አልባሲሁ ቅዱሳን፤ ወትቀብእ  
ኪያሁ፤ ወትቀድስ ኪያሁ፤ ወይካህን ሊተ፡፡ እና የእርሱን ልጆቹ  
ታቀርባለህ፡ እና ቱኒኮቹን ታለብሳቸዋለህ፡፡ እና እንደ ቀባህ አባታቸውን  
እንደዚሁ ትቀባቸዋለህ፡ እና ለእኔ ይገልጡኝ፡ እና ይሆን ላቸው ቅብዓ

ካህንነት ወደ ዘላለም ወደ ትውልድቻቸው። ወገቦረ ሙሴ ኩሎ ዘክርያስ  
እግዚአብሔር፣ ከማሁ ገቦረ።

ወሆነ፣ በወርሳ፣ ቀዳማዊ፣ በካልእ፣ ዓመት፣ በጊዜ፣ ወዲሁ።  
እምግብጽ፣ በሐዳስ፣ ወርሳ፣ ተሠረጸ፣ ድንኳን። እና ሙሴ ድንኳን  
አቆመ፣ ራሱን አኖረ፣ መደባዎቹን አስገባ፣ እና ዓምዶቹን አቆመ።  
ወዘረገ፣ መንግሥት፣ ላዕላ፣ ድንኳን፣ ወክንበረ፣ ሸፋነ፣ ድንኳን፣ ላዕላ፣  
እምላዕሎ፣ ከሙሴ፣ ዘክርያስ፣ እግዚአብሔር፣ ለሙሴ። እና ምስክርነቱን ወስዶ  
ወደ ታቦቱ ውስጥ አስገባ፣ እና ዐንጻጾቹን በታቦቱ ስር አስቀመጠ ።  
ወከምጽኦቹ ታቦተ ውስጥ ድንኩር፣ ወወደዓ መሸፈኛ ዘመንግሥት፣  
ወሸፈነ ታቦተ ዘመስክር፣ በከመ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ። እና  
ጠረጴዛውን በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ አኖረ፣ ከድንኳን መጋረጃ  
ውጭ በሰሜን በኩል። ወወሰክ፣ ላዕላ፣ አክለ፣ ዘቀራቤ፣ ቅድመ፣  
እግዚአብሔር፣ በከመ፣ አዘዘ፣ እግዚአብሔር፣ ለሙሴ። ወአኅዘ፣  
መብርሀተ፣ ውስተ፣ ደብተራ፣ ዘሰማዕት፣ ውስተ፣ ገቦ፣ ዘደብተራ፣ ዘኅብ፣  
ደቡብ። ወክንበረ፣ እሙንቱ፣ መብራህቲሃ፣ ቅድመ፣ እግዚአብሔር፣ በዘ፣  
ኩነኔ፣ አዘዘ፣ እግዚአብሔር፣ ለሙሴ። ወአኖረ ዘወርቅ መሥዋዕተ ውስተ  
ደብተራ ሰማዕት ቅድመ መንግሥት። እና በእርሱ የውህደት ማጥመቅ  
አጠመቀ፣ ልክ እንደ ጌታ ለሙሴ እንደ አዘዘው። እና፣ መሥዋዕተ፣ መባእ፣  
አሰዳ፣ በኅብ፣ አንቀጽ፣ ደብተራ።

# ዘኑልቀ

1

ወተናገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ በምድረ በዳ ሲኖ፣ በድንኳን ምስክር፣ በአንድ ወር ሁለተኛ፣ ዓመት ሁለተኛ ወጥተው አነርሱ ከምድረ ግብጽ እያለ። ውሰዱ መጀመሪያ ኩሉ ምኩራብ እስራኤል በዘመድነት፣ በአብያተ አበዊሆም፣ በኑልቀ እምስሞም፣ በርእሶም። ሁሉ ወንድ ከሃያ ዓመት እና በላይ፣ በእስራኤል ኃይል ውስጥ የሚወጣ ሁሉ፣ ከኃይላቸው ጋር ቆጠሯቸው፣ አንተና አሮን ቆጠሯቸው። ወምስለክሙ፣ ይሆኑ፣ እያንዳንዱ፣ እንደነገዱ፣ መሳፍንት፣ እንደቤተ፣ አበዊሆም፣ ይሆኑ።

እነዚህም የሚቆሙ ከእናንተ ጋር የሆኑ ሰዎች ሰሞቹ ናቸው፡ ከሮቤል፡ ኤልሱር ልጅ ሼዴኩር ለሲሜዎን፣ ሰላሚኤል ልደ ሱሪሳዳይ። የደሁዳ ናሰሶን የአሚናዳብ ልጅ። ከአሳካር፣ ናትናኤል ልጅ ሰጋር። ዘዛቡሎን፣ ኤልያብ ወልደ ኬሎን። ዘደቂቀ ዮሴፍ ዘኤፍሬም፣ ኤልሳማዕ ወልደ አሚሁድ። ለማናሴ፣ ገማልኤል ልጅ ፈዳሱር። ለብንያም፣ አቢዳን ልጅ ገድዖሪ። ለዳን፣ አኪዌዜር የአሚሳዳይ ልጅ። ዘአሴር፣ ፋጋኤል፣ ወልደ፣ ኤክራን። የጋድ፣ ኤልሳፍ፣ ወልደ፣ ራግኤል። ለነፍታሊ፣ አኪሬ፣ ወልደ፣ አደናን። እነዚህ የተጠሩት የጉባኤው አለቆች፣ የነገዶቹ አለቆች በቤተሰቦቻቸው፣ የእስራኤል የሺዎች አዛዦች ናቸው።

ሙሴና አሮን በስም የተጠሩትን እነዚህን ሰዎች ወሰዱ። ወኩሎ፣ ማሳበረ፣አስተጋብኩ፣በአሐዱ።ወርሳ፣ዘካልእ፣ዓመት።ወተኑለቁ፣ በትውልድሙ፣በቤተ፣አበዊሆም፣በኑልቁ፣አስማቲሆም፣እምዕሥራ፣ ዓመት፣ወላዕሉ፣ኩሉ፣ተባዕት፣በርእሶም። በዘ መንገድ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ፣ እና ተቈጠሩ በበረሃ የሲኖ።

ወሆኑ፣ደቂቀ፣ሮቤል፣በኩረ፣እስራኤል፣በዘመድሙ፣በነገዶሙ፣ በአብያተ፣አበዊሆም፣በኑልቁ፣አስማቲሆም፣በርእሶም፣ኩሎም፣ ተባዕት፣እምዕሥራ፣ዓመት፣ወላዕሉ፣ኩሉ፣ዘደወጽእ፣በኃይል። ቆጠራቸው

ከ ነገደ ሮቤል፣ አርባ ስድስት ሺህ አምስት መቶ። ለስምዖን ወልድ እንደ ዘመድነታቸው፣ እንደ ጎሳቸው፣ እንደ አባቶቻቸው ቤት፣ እንደ ስሞቻቸው ቁጥር፣ እንደ ራሳቸው፣ ሁሉም ወንዶች ከሃያ ዓመት እና በላይ፣ በጎይል የሚወጣ ሁሉ፣ መቀጽጮ አምነ ነገደ ስምዖን፣ ትስባቱ ወጎምሳ አላፍ ወሠለስቱ ምእት።

ለደቂቀ፣ ደሁዳ፣ በከመ፣ ዘመዳቸው፣ በከመ፣ ወገናቸው፣ በከመ፣ አብያተ፣ አበዊያቸው፣ በከመ፣ ቱልቄ፣ አስማቲያቸው፣ በከመ፣ ርክሳቸው፣ ኩሎሙ፣ ተባዕት፣ አምዕሥራ፣ ዓመት፣ ወላዕሉ፣ ኩሉ፣ ዘይወጽኦ፣ በጎይል። ቆጠራቸው ከደሁዳ ነገድ፣ ሰባ አራት ሺህ ስድስት መቶ።

ለደስሳኮር ወልድ እንደ ዘመዶቻቸው፣ እንደ ጎሳዎቻቸው፣ እንደ የአባቶቻቸው ቤት፣ እንደ ስሞቻቸው ቁጥር፣ እንደ ራሳቸው፣ ሁሉም ተባዕት ከሃያ ዓመት እና በላይ፣ ሁሉም በጎይል የሚወጡ፣ መቀጽጮ አምነ ነገደ ደሳለካ፣ አርባዕቱ ወጎምሳ ሺሕ ወአርባዕቱ ምእት። ለደቂቀ ዘቡሎን በዘመዶቻቸው፣ በጎሳዎቻቸው፣ በቤተ አበዎቻቸው፣ በቁጥረ ስሞቻቸው፣ በርክሳቸው፣ ኩሉ ተባዕት ከሃያ ዓመት እና ከዚያ በላይ፣ ኩሉ ዘይወጽኦ በጎይል። የእነርሱ መቁጠሪያ ከዘቡሎን ነገድ፣ ሰባት እና ሃምሳ ሺዎች እና አራት መቶ።

ለደቂቀ ዮሴፍ ደቂቀ ኤፍሬም በዘመዶቻቸው፣ በጎሳዎቻቸው፣ በቤተ አባቶቻቸው፣ በቁጥረ ስሞቻቸው፣ በርክሳቸው፣ ኩሉ ተባዕት ከሃያ ዓመት እና ከዚያ በላይ፣ ኩሉ ዘይወጹ በጎይል። መቀጽጮ አምነ ነገደ ኤፍሬም፣ አርባዕቱ ሺሕ ወጎምስ ምእት። ለምናሴ ወልዶች እንደ ዘመድነታቸው፣ እንደ ጎሳዎቻቸው፣ እንደ የአባቶቻቸው ቤቶች፣ እንደ ስሞቻቸው ቁጥር፣ እንደ ራሳቸው፣ ሁሉም ወንዶች፣ ከሃያ ዓመት እና በላይ፣ በጎይል የሚወጣ ሁሉ። ቆጠራሆም አምነ ነገደ ማናሴ፣ ክልኤቱ ወሠላሳ ሺሕ ወክልኤ መቶ። ለወልደ፣ ብንያም፣ በዘመድነቶም፣ በጎሳዎቻቸው፣ በቤተ፣ አበዊሆም፣ በቱልቄ፣ ስሞቻቸው፣ በርክሳቸው፣ ኩሉ፣ ተባዕት፣ አምነ፣ ዕስራ፣ ዓመት፣ ወላዕሉ፣ ኩሉ፣ ዘይወጹ በጎይል። ቆጠራቸው ከብንያም ነገድ፣ ሰላሳ አምስት ሺህ አራት መቶ። ለደቂቀ ጋድ በከመ ዘመዶቻቸው፣ በከመ ጎሳዎቻቸው፣ በከመ አቤቶቻቸው ቤቶች፣ በከመ

ቁጥር ስሞቻቸው፣ በከመ ራሳቸው፣ ኩሉ ተባዕት ዘእምነ ዕስራ ዓመት ወላዕሉ፣ ኩሉ ዘዓወጽእ በውስተ ጎደል። ቆጠራሆሙ እምነገደ ጋደ፡ ጎምስቱ ወኣርብዓ ሺሕ ወስድስቱ ምእት ወጎምሳ።

ለወልደ ዳን በዘመድነቶሙ፣ በቤተ-ሰቦቶሙ፣ በአቤተ ክብዌሆሙ፣ በቁጥረ ስሞቶሙ፣ በርእሶሙ፣ ኩሉ ተባዕት እምዕሥራ ዓመት ወላዕሉ፣ ኩሉ ዘዓወጽእ በጎደል። መቀጻሪቶም እምነ ነገድ ዳን፣ ክልኤቱ ወስሳ ምእት ወሰብዓ ምእት። ለደቂቀ አሴር በዘመድነቶሙ፣ በጎሳቶሙ፣ በክብያተ ክብዌሆሙ፣ በጉልቄ አስማቲሆሙ፣ በርእሶሙ፣ ኩሉ ተባዕት እምዕስራ ዓመት ወላዕሉ፣ ኩሉ ዘደወፅእ በጎደል። ቆጠራቸው ከአሴር ነገድ አንድ እና ኣርባ ሺዎቹ እና ኣምስት መቶ።

ለወልዶቹ ናፍታሊ በዘመድነታቸው፣ በጎሳዎቻቸው፣ በክባቶቻቸው ቤቶቹ፣ በስሞቻቸው ቁጥር፣ በራሳቸው፣ ሁሉም ወንዶቹ ከሃያ ዓመት እና በላይ፣ ሁሉም የሚወጣው በጎደል። ቆጠራቸው ከነፍታሊም ነገድ፣ ሃምሳ ሦስት ሺህ እና አራት መቶ።

ይህ ቆጠራ ዘቆጠሩ ሙሴ እና አሮን እና መሳፍንተ አስራኤል ዐሥራ ክልኤቱ ሰብእ ነበረ ፤ አሐዱ ሰብእ በአሐቲ ነገድ ፣ በነገድ ክብያተ ቤተሰቦቹ ነበሩ ። ወኾነ ኩሉ ጉልቄ ደቂቀ አስራኤል ምስለ ጎደሎሙ እምዕሥራ ዓመት ወላዕሉ፣ ኩሉ ዘደወፅእ ለተዋግኑ በአስራኤል። ስድስት መቶ ሺህ እና ሦስት ሺህ ኣምስት መቶ ሃምሳ።

ነገር ግን ሌዋውያን ከነሱ ከቤተሰቦቹ ነገድ በአስራኤል ልጆቹ ውስጥ አልተቆጠሩም። ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ ብሎ። ተመልከት፣ የሌዊን ነገድ አትቆጠር፣ እና የእነርሱን ቁጥር በአስራኤል ልጆቹ መካከል አትውሰድ። ወአንተ ኣቁም ሌዋውያንን ላዕለ ደብተራ ዘሰማዕት፣ ወላዕለ ኩሉ ንዋያ፣ ወላዕለ ኩሉ ዘሀሎ ውስቴታ። እሙንቱ ደጸሩ ደብተራን ወኩሉ ንዋያን፣ ወእሙንቱ ደትለክኩ ውስቴታ፣ ወዐውደ ደብተራ ደትዐየኑ። እና ድንኳኑን በማንሳት ጊዜ ሌዋውያን ያፈርሱታል፣ እና ድንኳኑን በማሰማራት ጊዜ ያስቀምጡታል፣ እና የሚቀርብ ውጭ ሰው ይሙት። ወደጎድሩ፣እሙንቱ፣ደቂቀ፣አስራኤል፣ብእሲ፣በዘርእሱ፣

ሥርዓት፡ውብእሲ፡በከመ፡ዘርእሱ፡መልክነት፡ምስለ፡ጎይሎሊሙ።  
ሌዋውያን ግን በምስክርነቱ ድንኳን ዙሪያ ተቃራኒ ይሰፍሩ፤ እና  
በእስራኤል ልጆቹ ውስጥ ኃጢአት አይኖርም። እና ሌዋውያን እራሳቸው  
የምስክርነቱን ድንኳን ጥበቃ ይጠብቃሉ። እና የእስራኤል ልጆቹ ጌታ  
ለሙሴ እና ለአሮን እንደ አዘዘው ሁሉ አደረጉ፤ እንደዚሁ አደረጉ።

2

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እና አሮን እያለ፡ ሰው እያንዳንዱ  
በየራሱ ሥርዓት፣ በየባንዲራቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤት፣ የእስራኤል  
ልጆቹ ይሰፍሩ፤ በምስክርነቱ ድንኳን ዙሪያ ተቃራኒ ሆነው የእስራኤል  
ልጆቹ ይሰፍራሉ። ወእለ ይጎድሩ መጀመሪያ በከመ ምሥራቅ፡ ሥርዓተ  
ትዕይንተ ይሁዳ ምስለ ጎይሎሙ፡ ወመልክከ ዘውሎዲ ይሁዳ፡ ናዓሶን  
ወልዲ አሚናዳብ። ኃይሉ የተቆጠሩት አራት እና ሰባ ሺዎቹ እና ስድስት  
መቶ ናቸው። ወእለ ይትዐየኑ ቅሩብ ነገዲ ይሳስካር፣ ወመልክከ ደቂቀ  
ይሳስካር ናትናኤል ወልዲ ሶጋር። ኃይሉ የተቆጠሩት አራት እና ሃምሳ ሺህ  
እና አራት መቶ ናቸው። ወእለ፡ ይጼንሑ፡ ቀጺሎሙ፡ ነገዲ፡ ዘቡሎን፡  
ወመልክከ፡ ደቂቀ፡ ዘቡሎን፡ ኤልያብ፡ ወልዲ፡ ኬሎን። ኃይሉ የተቆጠሩት፣  
ሃምሳ ሰባት ሺህ እና አራት መቶ። ሁሉ የተመረመሩት ከይሁዳ ሰፈር፣  
መቶ ሰማንያ ሺህ እና ስድስት ሺህ እና አራት መቶ፣ በኃይላቸው  
መጀመሪያ ይነሳሉ። ጽንፈ ሰፈር ሮቤል፡ ወደ ደቡብ ኃይላቸው፡ እና አለቃ  
የሮቤል ልጆቹ፡ ኤልሱር ልጅ ሴዲኩር። ኃይሉ የተቆጠሩት ስድስት እና  
አርባ ሺህ እና አምስት መቶ ናቸው። እና ከአርሱ ቀጥሎ ድንኳን  
የሚያሰሩት የስምዖን ነገድ ናቸው፣ እና የስምዖን ወንዶቹ መሪ ሰላሚኤል  
የሱሪሳዳይ ወልድ ነው። ኃይሉ የተቆጠሩት፣ ዘጠኝ እና ሃምሳ ሺህ እና  
ሦስት መቶ። እናም እነዚያ በአርሱ አጠገብ የሚያድሩት የጋድ ነገድ  
ናቸው ፤ እና የጋድ ልጆቹ መሳፍንት ኤልሳፍ የራጉኤል ልጅ ነው ። የአርሱ  
ኃይል የተቆጠሩት አርባ አምስት ሺህ ስድስት መቶ ሃምሳ ነበሩ። ሁሉ  
የተመረመሩት የሮቤል ሰፈር፣ አንድ መቶ ሃምሳ አንድ ሺዎቹ እና አራት  
መቶ ሃምሳ፣ በኃይላቸው ሁለተኛ ይነሳሉ።

እና ተነሳሎች የምስክርነት ድንኳን፣ እና የሌዋውያን ጦር ሰፈር በጦር ሰፈሮች መካከል፣ እንደሚሰፍሩ እንዲሁ ይነሳሉ፣ እያንዳንዱ እንደ አመራሩ ይዘ። ትዕዛዝ ካምፕ ኤፍሬም በባሕር ጋር በታይላቸው፣ እና ገዥ የኤፍሬም ልጆች ኤሊሻማ ልደ አሚሁድ። ታይሉ የተቆጠሩት አርባ ሺህ እና አምስት መቶ ናቸው።

እና እነዚያ በቀጥታ ለምናሴ ነገድ ያፈራረሱ ፣ እና የምናሴ ወንዶች አለቃ ገማልኤል የፋዳራል ወልድ ነበረ። ታይሉ የተቆጠሩት፣ ሰላሳ እና ሁለት ሺህ ሁለት መቶ። ወደላይ ገንዘብ ቀጥሎ ለነገድ ብንያም፣ ወመልክከ ደቂቀ ብንያም አቢዳን ወልደ ጊድዶሪ። ታይሉ የተቆጠሩት፣ ሰላሳ አምስት ሺህ አራት መቶ። ሁሉ የተመረመሩት የኤፍሬም ሰፈር፣ አንድ መቶ ሺህ እና ስምንት ሺህ እና አንድ መቶ፣ በታይላቸው ሦስተኛ ይነሳሉ።

ሥርዓተ ሰፈር ዳን ወደ ሰሜን ምስላ ታይሎሙ ፣ ወመስፍን ደቂቀ ዳን አኪዔዘር ወልደ አሚሳዳይ ። ታይሉ የተቆጠሩት፣ ስልሳ ሁለት ሺህ ሰባት መቶ። ወደላይ፣ ደገነሱ፣ ቀጥሎም፣ ነገድ፣ አሴር፣ ወመልክከ፣ ደቂቀ፣ አሴር፣ ፋጌኤል፣ ወልደ፣ ኤክራን። ታይሉ የተቆጠሩት አንድ እና አርባ ሺህ እና አምስት መቶ ናቸው። እና እነዚያ ቀጥሎ ለናፍታሊ ነገድ ያደሩ፣ እና የናፍታሊ ልጆች አለቃ አኪሬ የአይናን ልጅ። ታይሉ የተቆጠሩት ሰዎች፣ ሃምሳ ሦስት ሺህ አራት መቶ። ሁሉ የተመረመሩት የዳን ሰፈር፣ አንድ መቶ ሃምሳ ሰባት ሺህ ስድስት መቶ፣ መጨረሻዎች በሥርዓታቸው ይነሳሉ።

ይህ ቆጠራ የእስራኤል ልጆች በአባቶቻቸው ቤቶች፣ ሁሉ ቆጠራ የሰፈሮች ከታይሎቻቸው ጋር፣ ስድስት መቶ ሺዎች እና ሦስት ሺህ አምስት መቶ ሃምሳ፣ ሌዋውያን ግን በእነርሱ አልተቆጠሩም፣ እንደ እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው። እና አደረጉ ደቂቀ እስራኤል ኩሎ ዘአዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ፣ ከማሁ ጎደሩ በከመ ሥርዓቶች፣ ወከማሁ ተንሥኡ እያንዳንዱ ተያይዞ በከመ ነገዶሙ፣ በከመ አብያተ አበዊሆሙ።

ወእላንቱኒ ትውልደ አሮን ወሙሴ፡ በዘ መዓልት ተናገረ  
 እግዚአብሔር ለሙሴ በደብረ ሲና። ወእሉ አስማተ ደቂቀ አሮን፡ በኩር  
 ናዳብ፡ ወአቢሁድ፡ ኤልዓዛር፡ ወኢታማር። እነዚህ የአሮን ልጆች አስማተ  
 ናቸው፡ ቀባ የተደረገላቸው ካህናት፡ እነዚያም እጆቻቸውን አጠናቀቁ  
 ለካህንነት ለማገልገል። ወሞተ ናዳብ ወአቢሁድ ቅድመ እግዚአብሔር፤  
 እንዘ ያቀርቡ እሳተ ባዕደ ቅድመ እግዚአብሔር በምድረ በዳው ሲና፡  
 ወውሉድ አልቦሮሙ። ወተካህነ እልዓዛር ወኢታማር ምስለ አሮን  
 አቡሆሙ።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ይብል። ውሰድ የሌዊን ነገድ፤  
 እና እነርሱን በአሮን ካህን ፊት ታቆማቸው፤ እና ለእርሱ ያገለግላሉ። እና  
 የእርሱን ጥበቃዎች ይጠብቃሉ፤ እና የእስራኤል ልጆች ጥበቃዎችን  
 በምስክርነቱ ድንኳን ፊት፤ የድንኳኑን ሥራዎች ለመሥራት።  
 ወይጠብቁ ኩሎ መርከበ ደብተራ ዘስምዕ፤ ወጠበቅተ ደቂቀ እስራኤል  
 በኩሉ ግብረ ደብተራ። እና ሌዊውያንን ለአሮን እና ለደቂቀ ለካህናት  
 ትሰጣለህ፤ እነዚህ ከደቂቀ እስራኤል ለእኔ የተሰጡ ስጦታ ናቸው። እና  
 አሮንንና ልጆቹን በምስክርነቱ ድንኳን ላይ ታቆማለህ፤ እናም  
 ካህንነታቸውን ይጠብቃሉ፤ እንዲሁም ሁሉንም በመሠዊያው እና  
 በመጋረጃው ውስጥ ያሉትን፤ እናም የሚነካው ባዕድ ይሞታል። ወነገረ  
 እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ይብል። እና እነሆ እኔ ለዊውያንን  
 ከእስራኤል ልጆች መካከል ወስጃአለሁ፤ ማህፀንን የሚከፍተውን ሁሉ  
 በኩር ከእስራኤል ልጆች ምትክ፤ ቤዛቸው ይሆናሉ፤ እና ለዊውያን የእኔ  
 ይሆናሉ። ለእኔ ነው ሁሉ በኩር፤ በዚያ ቀን ሁሉ በኩርን በግብጽ ምድር  
 ባመታሁበት፤ ለእኔ አቀደስሁ ሁሉ በኩርን በእስራኤል፤ ከሰው እስከ  
 እንስሳ ለእኔ ይሆናሉ፤ እኔ እግዚአብሔር።

ወተናገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ በምድረ በዳ ሲና እንዲህ ብሎ።  
 የሌዊ ልጆችን በቤተሰቦቻቸው ቤቶች እና በጎሳዎቻቸው ተመልከት፤  
 ከአንድ ወር እና ከዚያ በላይ ያሉትን ሁሉንም ወንዶች ቁጠሩ። ሙሴና

አሮን እነርሱን በእግዚአብሔር ድምፅ ተመለከቱ፤ እግዚአብሔር ለእነርሱ እንደ አዘዘው።

ወእነዚህ፡ ደቂቀ፡ ሌዊ፡ በአስማቲሆም፡ ነበሩ፡ ጌድሶን፡ ቃዓት፡ ወመራራ። ወእሉ አስማተ ደቂቀ ገድሶን በከመ ነገዶሙ፡ ሎቤኒ ወሴሜኢ። እና የቃዓት ወልጾቸ በዘመዶቻቸው፡ አምራም እና ኢሳር፤ ኬብሮን እና ኮዚኤል። ወደቂቀ፡ መራራ፡ በከመ፡ ነገዶሙ፡ ሞኮሊ፡ ወሙሲ፡ እሉ፡ እሙንቱ፡ ነገዳት፡ ዘሌዋውያን፡ በከመ፡ አብያት፡ አበዊሆሙ። ለጌድሶን፡ሕዝቡ፡ሎቤኒ፡ወሕዝቡ፡ሴሜኢ፡እሉ፡ሕዝቡሙ፡ ለጌድሶን። ቆጠራቢቸው እንደ ቁጥሩ ሁሉ ወንድ ከወርሃዊ እና በላይ፤ ቆጠራቢቸው ሰባት ሺህ እና አምስት መቶ። እና የገድሶን ልጆቹ ከድንኳኑ ኋላ በባሕር አጠገብ ይሰፍራሉ። እና የገድሶን ሕዝብ ቤተሰቦቹ ቤት አለቃ ኤልሳፍ የዳኤል ልጅ። እና የገድሶን ልጆቹ ጥበቃ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ፡ ድንኳኑ እና መሸፈኛው፡ እና የምስክርነቱ ድንኳን በር መሸፈኛው ነበረ። እና የግቢው መጋረጃዎቹ፤ እና የግቢው በር መጋረጃ የሆነው በድንኳኑ ላይ፤ እና ሁሉ የሥራዎቹ ቀሪዎቹ።

ለቃዓት፡ ሕዝብ ዘአምራም አሐዱ፤ ወሕዝብ ዘይሳካር አሐዱ፤ ወሕዝብ ዘኬብሮን አሐዱ፤ ወሕዝብ ዘዖዚኤል አሐዱ፤ እሙንቱ እሙ አሕዛብ ዘቃዓት በጉልቄ። ሁሉ ወንድ ከአንድ ወር እድሜ እና በላይ፤ ስምንት ሺህ ስድስት መቶ፤ የቅዱሳንን ጥበቃ እየጠበቁ። የቃዓት ልጆቹ ሕዝቦቹ በድንኳኑ ጎን በደቡብ በኩል ይሰፍራሉ። ወመስፍነ፡ቤተ፡ አበው፡ዘሕዝቡ፡ቃዓት፡አልሳፋን፡ወልደ፡ዖዚኤል።

እና የእነርሱ ጥበቃ ታቦቱ፤ ጠረጴዛው፤ መቅረዙ፤ መሠዊያዎቹ፤ የቅዱሱ ዕቃዎቹ በእነርሱ የሚያገለግሉ፤ መሸፈኛው፤ እና ሁሉም የእነርሱ ሥራዎቹ ናቸው። ወመስፍን፡ ላዕለ፡ መሳፍንተ፡ ሌዋውያን፡ ኤልዓዘር፡ ወልደ፡ አሮን፡ ካህን፡ ተሠደመ፡ ከመ፡ ይዕቀብ፡ ዕቃቤተ፡ ቅዱሳን። ለመራራ ሕዝብ ሞዖሊ ወሕዝብ ሙሲ፤ እሉ ውክቱ ሕዝቦቹ ዘመራራ። መቆጠሪያቸው እንደ ቁጥር፤ ሁሉም ወንድ ከአንድ ወር እድሜ እና በላይ፤ ስድስት ሺህ እና ሃምሳ። እና የመራራ ሕዝብ የአባቶቹ ቤት መሪ፤ የክቢሃይል ልጅ ሱሪኤል፤ በድንኳኑ ጎኖቹ ወደ ሰሜን

ደሰፍራሉ። የመራራ ልጆች ጥበቃ ቆጠራ፣ የድንኳኑ ራሶች፣ ዘንጎቹ፣  
ምሰሶቹ፣ መሰረቶቹ፣ ሁሉም ዕቃዎቻቸው እና ሥራዎቻቸው። እና  
የግቢውን አምዶች በዙሪያው፣ እና መሠረቶቻቸውን፣ እና ምሰሶቹን፣ እና  
ገመዶቻቸውን።

እነዚያ በምሥራቅ በድንኳን ምስክርነት ፊት የሚሰፍሩ፣ ሙሴና  
አሮንና ልጆቹ ናቸው፣ የቀዱሱን ጥበቃ ለእስራኤል ልጆች ጥበቃ  
እየጠበቁ፣ የሚነካው ባዕድ ደግሞ ይሞታል። ኩሉ መቀጸራ  
ዘሌዋውያን፣ እለ ቄጸሮሙ ሙሴ ወአሮን በቃለ እግዚአብሔር በከመ  
ነገዶሙ፣ ኩሉ ተባዕት እምወርሳ አሐዱ ወላዕሉ፣ ክልኤቱ ወዕሥራ  
ቪሕ።

እና ምደታ ወደ ሙሴ እንዲህ አለው፡ ከአንድ ወር እና ከዚያ በላይ  
የሆኑትን የእስራኤል ልጆች ሁሉንም በኩር ወንዶች በስም ቆጥሯቸው  
ፈትሹ። እና ሌዋውያንን ለእኔ ትወስዳለህ፣ እኔ ጌታ፣ ከሁሉም የእስራኤል  
ልጆች በኩሮች ምትክ፣ እና የሌዋውያንን እንስሳት ከሁሉም የእስራኤል  
ልጆች እንስሳት በኩሮች ምትክ። ወምበኘ ሙሴ በዘ መንገድ አዘዘ  
እግዚአብሔር ኩሎ በኩረ በውሉደ እስራኤል። ወሆኑ፡ኩሉ፡እለ፡በኩር፡  
ተባዕት፡በኩልቀ፡እምስም፡እምወርሳዊ፡ወላዕሉ፡እምኑልቀ፡ቶሙ፡  
ክልኤቱ፡ወዕሥራ፡ቪሕ፡ወሠላሳ፡ወሰብዓ፡ወምአት። ወነገረ  
እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብል። ሌዋውያንን ውሰድ በሁሉም  
የእስራኤል የመጀመሪያ ልጆች ምትክ፣ እና የሌዋውያንን እንስሳት  
በእነርሱ እንስሳት ምትክ፣ እና ሌዋውያን የእኔ ደሆናሉ፣ እኔ ጌታ ነኝ። እና  
መቤዛ ሦስት እና ሰባ እና ሁለት መቶ እነዚያ የሚበልጡ ከሌዋውያን  
ከበኩር ከወንዶች እስራኤል እና በአንድ ራስ አምስት ሲቅል ትወስዳለህ፣  
በቅዱስ ዲድራክማ ትወስዳለህ፣ ሃያ ኦቦል ለአንድ ሲቅል። ወትሁብ፡  
ዘብረር፡ለአሮን፡ወለደቂቁ፡መቤዛ፡ዘእለ፡ደበዝኑ፡በውስቴቶሙ።  
ሙሴም፡ወሰደ፡ብርን፡ቤዛን፡የሚበልጡትን፡ወደ፡ቤዛ፡የሌዋውያን።  
ከእስራኤል ልጆች መጀመሪያ ተወላጆች ወሰደ ብርን፣ ቪህ ሦስት መቶ  
ስልሳ አምስት ሲቅሎችን፣ በቅዱስ ሲቅል። ወሰጠ፡ሙሴ፡ቤዛ፡ዘእለ፡  
ደትረፍ፡ለአሮን፡ወለደቂቁ፡በቃለ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡አዘዘ፡  
እግዚአብሔር፡ለሙሴ።

እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እና አሮን እንዲህ ብሎ ተናገረ፤ ውሳኔ፡ ርእሱ፡ነገረ፡ደቂቀ፡ቃዓት፡እምማእከሉ፡ደቂቀ፡ሌዊ፡በነገድሙ፡በአብያተ፡ አበዊሆሙ። ከሀያ እና አምስት ዓመት እና ከዚያ በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት፣ የሚገባ ሁሉ ለማገልገል፣ ሁሉንም ስራዎች ለማድረግ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ።

እና እነዚህ ሥራዎች የቃዓት ልጆች በምስክርነቱ ድንኳን ናቸው፣ የቅዱሳን ቅዱስ። ወይበውኑ፡አሮን፡ወደቂቀ፡ሶበ፡ተነሥእ፡ይእቲ፡ ትዕይንት፡ወያወርዱ፡መንጦላዕተ፡ዘይሴጥር፡ወይከድንግ፡በይእቲ፡ታቦተ፡ ዘመስክር። እና በላዩ ላይ ሰማያዊ ቆዳ መሸፈኛ ይጥላሉ፣ እና በላዩ ላይ ሙሉ ሰማያዊ ልብስ ከላይ ያስቀምጣሉ፣ እና ዘንጎቹን ያስገባሉ።

ወበዘማእደ ዘቀዳሚት ደወድዩ በእንታሃ አልባሰ ኩሉ ወርደ፣ ወዘማዓልያተ፣ ወዘማዕጠንተ፣ ወዘአዋኒ፣ ወዘማስተሰቅያተ በእለ ያስተሰቅዩ፣ ወዘአክላት እለ ዘለዓለም በእንታሃ ይከውኑ። እና በእሷ ላይ ቀይ ልብስ ይጥላሉ፣ እና በሰማያዊ ቆዳ ሽፋን ይሸፍናሉ፣ እና በእሷ ውስጥ ዐንጻሮቹን ያስገባሉ። እና ሰማያዊ ልብስ ይወስዳሉ፣ የሚያበራውን መቅረዝ፣ መብራቶቿን፣ መቀሶቿን፣ ማፍሰሻዎቿን፣ እና በእነርሱ የሚያገለግሉባቸውን ሁሉንም የዘይት ዕቃዎች ይሸፍናሉ። ወይወድዩ፡እያ፡ወኩሎ፡እላ፡ንዋያ፡እያሃ፡ውስተ፡ሽፋነ፡ማእስ፡ሰማያዊ፡ ወይሠይሙ፡እያ፡ላዕለ፡መሣኦ፡ እና በወርቅ መሠዊያ ላይ ሰማያዊ ልብስ ይሸፍናሉ፣ እና በሰማያዊ ቆዳ ሽፋን ይሸፍኑታል፣ እና ምሶሶቹን ያስገባሉ።

እና ሁሉንም በቅዱሳን ውስጥ የሚያገለግሉባቸውን የአገልግሎት መሣሪያዎች ይወስዳሉ፣ እና ወደ ሰማያዊ ልብስ ይጥላሉ፣ እና በሰማያዊ ቆዳ መሸፈኛ ይሸፍኑታል፣ እና በምሶሶቹ ላይ ያስቀምጧቸዋል። ወመሸፈኛውን ይጥል ላይ መሠዊያው፣ ወይሸፍኑ ላዩ ልብስ ሁሉ ወደን ጠጁ። ወይሰይሙ ላዕሌሁ ኩሎ መዳልወ በዘ ይገብሩ ላዕሌሁ በውስቴቶሙ፡ ወመዐጸዱ፡ ወመንጸፎ፡ ወመዛብሎ፡ ወመሸፈኒሁ፡

ወኩሎ መዳልወ ምሥዋዕ፡ ወደዐውዱ ላዕሌሁ መሸፈኒተ ማእስ ሰማያዊ፡ ወያነብሩ ኣናብርቲሁ። ወደነሥኩ ኣልባሰ ወደሸፍኑ መሳፀበ ወመንበሩ፡ ወያወድደዎ ውስተ መሸፈኒተ ማእስ ሰማያዊ፡ ወደሰይሙ ላዕላ ኣናብርቲ። እና ደፊጽማሉ ኣሮን እና ደቂቁ ቅዱሳንን እናሸፈኑ እና ኩሎሙ መርከቦቹ ቅዱሳንን በማንሳት ሰፈሩን፤ እና ከዚህ በኋላ ደገባሉ የቃዓት ደቂቁ ለማንሳት፤ እና ኣይነኩ ቅዱሳንን እንዳይሙቱ፤ እነዚህን ያነሳሉ የቃዓት ደቂቁ በምስክርነት ድንኳን።

ተቆጣጣሪ ኤልዓዘር ልጅ ኣሮን ካህኑ፡ ዘይተ ብርሃን፡ ዕጣነ ድብልቅ፡ መሥዋዕተ ዕለት፡ ዘይተ ቅብዓት፡ ተቆጣጣሪነት ሙሉ ድንኳን፡ እና ሁሉ ዘሁሎ በውስጣ በቅዱስ፡ በኩሉ ሥራዎቹ።

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እና ኣሮን እያለ። የቃዓት ሕዝብን ከሌዋውያን መካከል ከነገዱ ኣታጥፉ። ይህን ላቸው ኣድርጉ፡ እና ደኖራሉ እናም ኣይሞቱም፡ ወደ ቅዱሳን ቅዱስ ሲቀርቡ፡ ኣሮን እና ልጆቹ ደቀርቡ፡ እና እያንዳንዱን እንደ ማጣቀሻው ያቋቋሚቸዋል። እና በድንገት ቅዱሳንን ለማየት ኣይግቡ፡ እና ይሞታሉ።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ደብል። ውሰድ፡ መጀመሪያ፡ ዘደቂቅ፡ ገድሶን፡ ወእሙንቲኒ፡ በከመ፡ ኣብያተ፡ ኣበቂሆም፡ በከመ፡ ነገዶሙ። ከኣምስት እና ሃያ ዓመት ዕድሜ እና በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት ዕድሜ መርምሮሙ፡ ኩሉ ዘየኣተው ለያገልገል፡ ለይገበር ግብሮ በድንኳነ ምስክር። ይህ የገድሶን ሕዝብ ኣገልግሎት ነው፡ ለማገልገል እና ለመሸከም። እና የድንኳኑን ቆዳዎቹ፡ የምስክርነቱን ድንኳን፡ ሸፋኑን፡ ከላዩ ላይ ያለውን ሰማያዊ ሸፋን፡ እና የምስክርነቱ ድንኳን በር ሸፋን ያነሳል። እና የግቢው መናፈሻዎቹ፡ በምስክርነቱ ድንኳን ላይ ያሉት፡ እና ቀሪዎቹ፡ እና ሁሉም የኣገልግሎት ዕቃዎቹ በእነሱ የሚያገለግሉት፡ ያደርጋሉ። በኣሮን ኣፍ እና የእሱ ወንዶቹ ልጆቹ፡ የገድሶን ወንዶቹ ልጆቹ ኣገልግሎት በሁሉም ኣገልግሎቶቻቸው እና በሁሉም ሥራዎቻቸው ይሆናል፡ እና በስማቸው ሁሉንም በእነርሱ የሚዘጋጁትን ተቆጣጣሪሉህ። ይህ የገድሶን ልጆቹ ኣገልግሎት በምስክርነቱ ድንኳን ነው፡ እና የእነርሱ ጥበቃ በካህኑ ኣሮን ልጅ ኢታማር እጅ ነው።

የመራሪ ልጆቻን በጎሳዎቻቸው፣ በአባቶቻቸው ቤቶቻቸው ቁጠሯቸው። ከሃያ አምስት ዓመት እና ከዚያ በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት ድረስ ቈጥረዋቸው። ሁሉም የሚገባው የምስክር ድንኳንን ስራዎች ለማገልገል። ወእነዚህ እሙንቱ ዕቅባት ዘላለ ደጸዐኑ በእደዊሆሙ በኩሉ ግብሮሙ ውስተ ደብተራ መርጡል፡ ርካሳተ ደብተራ፡ ወመዋቅልተ፡ ወአዕማዲሃ፡ ወመካደዲሃ፡ ወሸፋኒሃ፡ ወመካደዲሃሆሙ፡ ወአዕማዲሆሙ፡ ወሸፋኒሃ ዘአንቀጸ ደብተራ። እና የአደባባዩን ዓምዶች በዙሪያው፣ እና መሠረቶቻቸውን፣ እና የአደባባዩን በር መጋረጃ ዓምዶች፣ እና መሠረቶቻቸውን፣ እና ምስራቃቸውን፣ እና ገመዶቻቸውን፣ እና ሁሉንም ዕቃዎቻቸውን፣ እና ሁሉንም የአገልግሎት ነገሮቻቸውን፣ በስም ቆጥሯቸው፣ እና በእነርሱ የሚያነሱትን ሁሉንም የጥበቃ ዕቃዎች። ይህ አገልግሎት የመራሪ ልጆች ሕዝብ በሁሉ ስራዎቻቸው በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ በካህኑ በኦሮን ልጅ በኢታማር አጅ ነው።

ወግብኘ ሙሴ ወኦሮን ወመላእክተ እስራኤል ውሉደ ቃዓት በነገዶሙ በአብያተ አበዊሆሙ። ከሃያ አምስት ዓመት እና ከዚያ በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት፣ ሁሉ የሚገባው በምስክርነት ድንኳን ውስጥ ለማገልገል እና ለማድረግ። ወኮነ፡ ቲላቄ፡ ዚአሆሙ፡ በከመ፡ አሕዛቢሆሙ፡ ክልኤቱ፡ ሺሕ፡ ወሰብዑ፡ ምእት፡ ወጎምሳ። ይህ ቆጠራ የቃዓት ሕዝብ፣ ሁሉ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ የሚያገለግል፣ እንደ ጎበኙት ሙሴና ኦሮን በጌታ ድምጽ፣ በሙሴ አጅ።

ወተቈጸሩ፡ ደቂቅ፡ ጌድሶን፡ በከመ፡ ነገዶሙ፡ ወበከመ፡ አብያተ፡ አበዊሆሙ። ከ አምስት እና ሃያ ዓመት ዕድሜ እና በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት ዕድሜ፣ ሁሉ የሚገባው ለማገልገል እና ለማድረግ ሥራዎቹን በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ ። ወኮነ፡ ቲላቄ፡ ዚአሆሙ፡ በነገዶሙ፡ በአብያተ፡ አበዊሆሙ፡ ክልኤቱ፡ አላፍ፡ ወስድስቱ፡ ምእት፡ ወሠላሳ። ይህ የጌድሶን ልጆች ሕዝብ ቆጠራ ነው፣ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ የሚያገለግሉ ሁሉ፣ እነዚያም ሙሴና ኦሮን በእግዚአብሔር ድምጽ በሙሴ አጅ የጎበኟቸው።

ተቈጠሩም የመራራ ልጆች ሕዝብ በጎሳዎቻቸው፣ በአባቶቻቸው ቤቶች። ከሃያ አምስት ዓመት እና ከዚያ በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት ድረስ፣ የምስክርነቱን ድንኳን ሥራ ለማገልገል የሚገባ ሁሉ። ወሆነ፡-ጉለቄ፣ ዚአሆሙ፡-በነገዶሙ፡-በአብያተ፡-አብዊሆሙ፡-ሠለስቱ፡-ሺሕ፡-ወክልኤቱ፡-ምእት። ይህ ቆጠራ ሕዝብ ደቂቅ መራራ፡ እለ ቆጠረ ሙሴ ወአሮን በእንተ ቃለ እግዚአብሔር፡ በእደ ሙሴ። ሁሉ የተቆጠሩት፣ እነዚያን ሙሴ እና አሮን እና የእስራኤል አለቆች ጎበኙ ሌዋውያንን፣ በቤተሰቦቻቸው እና በአባቶቻቸው ቤቶች፣ ከአምስት እና ሃያ ዓመት ዕድሜ እና በላይ እስከ ሃምሳ ዓመት ዕድሜ፣ ሁሉ የሚገባው ወደ ሥራ የሥራዎች፣ እና የሥራዎች የሚጫኑ በድንኳን የምስክርነት። ወሆኑ፡ እለ፡-ተጌለቁ፡-ስምንት፡-ሺህ፡-ወአምስት፡-መቶ፡-ወሰማንያ። በእግዚአብሔር ድምፅ በሙሴ አጅ ጎበኘቸው፣ ሰው በሰው በሥራዎቻቸው ላይ፣ እና በሚያነሡት ነገር ላይ እነርሱ፣ እና ተቈጠሩ፣ እንደ እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው መንገድ።

5

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብል። ትእዛዝ ለደቂቅ እስራኤል፡ ወያሰወጽኡ እምነ ተዕይንት ኩሎ ለምጽ፡ ወኩሎ ዘይውጽኡ፡ ወኩሎ ርኩስ ላዕለ ነፍስ። ከወንድ እስከ ሴት፣ ከሰፈሩ ወደ ውጭ ላኩ፣ እና ሰፈሮቻቸውን አያረክሱም፣ በእነዚህም እኔ በመካከላቸው እኖራለሁ። ወአደረጉ እንደዚህ ደቂቅ እስራኤል፣ ወሰደዱ እሙንቱ ወጪ አምተዕይንት፣ እንደ ተናገረ እግዚአብሔር ለሙሴ፣ እንደዚህ አደረጉ ደቂቅ እስራኤል።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብል። ተናገረ ለወልደ እስራኤል እንደ ተብል፡ ብእሲ ወብእሲት ዘይገብር እምነ ኩሎ ጎጢአት ዘሰብእ ወዘዐደወ ደዐድወ ወይበድል ይኢቲ ነፍስ እንተ፣ ይናዘዝ ጎጢአት ዘገብረ፣ ወይፈድደ ጎጣውዐ፡ ርእሰ ውጎምስተ እምኔሁ ደውስክ ላዕሌሁ፣ ወይፈድደ ለዘአበሰ ሎቱ። ግን ለሰው ተቀራራቢ ከሌለው፣ ጥፋቱን ለእርሱ ለመመለስ፣ ጥፋቱ የሚመለሰው ለእግዚአብሔር ለካህኑ ይሆናል፣ ከመስተሰረዳው በግ በስተቀር፣ በእርሱ ስለ እርሱ የሚያስተሰራው።

ወኩሉ መባኝ በከመ ኩሉ አለ ደቀደሱ በውስተ ደቂቀ አስራኤል ኩሎሙ አመ ያመጽኑ ለእግዚአብሔር ለካህን ለእርሱ ይከውን። እና የእያንዳንዱ የተቀደሱ ነገሮች የእርሱ ይሆናሉ፤ እና ማንኛውም ሰው ለካህኑ የሚሰጠው ለእርሱ ይሆናል።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ አንዘ ይብል። ለአስራኤል ልጆች ተናገር፤ እና ወደ እነርሱ ትላለህ፤ ሰው ሰው ሚስቱ ብትበድል፤ እና አንቆልቅላ ብታንቋልቅው፤ ወያኛቅ፡ ማን፡ ምስሌሃ፡ ዐራተ፡ ዘርእ፡ ወይሰወር፡ እምነ፡ አዕይነተ፡ ብእሲሃ፡ ወትሰውር፡ ይእቲኒ፡ ትኩን፡ ርኩስ፡ ወምስክር፡ አይነበረ፡ ምስሌሃ፡ ወይእቲ፡ አይትኩን፡ ተያዘት። ወመንፈስ ቅናት ቢመጣበት፡ ወሚስቱን ቢቀና፡ ይህችም ተረከሳ ብትሆን፤ ወይም መንፈስ ቅናት ቢመጣበት፡ ወሚስቱን ቢቀና፡ ይህችም ተረከሳ ባትሆን፤ እናም ሰውየው ሚስቱን ወደ ካህኑ ያመጣል፤ እና ስለ አሷ መስዋዕቱን ያቀርባል፤ አስረኛው የኤፋ የገብስ ዱቄት፤ በላዩ ዘይት አይፈስስም፤ ወይም በላዩ ዕጣንም አያስቀምጥም፤ ምክንያቱም የቅናት መስዋዕት ነው፤ የመታሰቢያ መስዋዕት፤ ኃጢአትን የሚያስታውሱ።

እና ካህኑ ያቀርባታል፤ እና ፊተ እግዚአብሔር ያቆማታል። ወይወስኗ መጋቢ ማይ ንጹህ ሐያው በሸክላዊ ማዕከን፤ ወከመሬት እንተ ትሁሉ ላይ መሬት ኗንኳን ምስክርነት፤ ወወሲዱ መጋቢ ይጥል ውስተ ማይ። ወያቆመ፡ ካህን፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ ቅኗመ፡ እግዚአብሔር፡ ወያገልጽ፡ ርእሳ፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ ወይሁብ፡ ላዕለ፡ አደዊሃ፡ መሥዋዕተ፡ መዝከርት፡ መሥዋዕተ፡ ቅንኣት፡ ወበ፡ አደ፡ ካህን፡ ይከውን፡ ማየ፡ መግሣጽ፡ ዘመርገም፡ ዝንቱ። ወያስፈራራ አንተ ካህን፤ ወይብላ ለብእሲት፤ እመ አኮ ተሰከበ አሐዱ ምስሌክ፤ እመ አኮ ኅለፍክ ለትርኩስ በትሐተ ብእሲኪ፤ ንጽሕት ኩኒ አምውኃ መግሣጽ ዘርገም ዝንቱ። ግን አንቺ ያለምትወለጅ፤ ሆነሽ ከተላለፍሽ ወይም ተረከሰሽ፤ እና አንኗ ሰው አልጋውን በአንቺ ውስጥ ከባልሽ በስተቀር ሰጠ፤ ወያስፈቅኗ ካህን ለሰብእት በመሐላት ዘርገመት ዛቲ፤ ወይብል ካህን ለሰብእት፤ ይሁበከ እግዚአብሔር በርግመት ወመሐላ በማእከለ ሕዝብክ፡ በሀበ እግዚአብሔር አገርከ ወድቀ፡ ወከርሥከ ተነፍኅ። ወይገባ፡ ውጉ።

ዘተረጎመ፡ ዝ፡ ውስተ፡ ከርሥኪ፡ ለማስነፋት፡ ከርሥ፡ ወለማውደቅ፡  
ሐቅልኪ፡ ወትብል፡ ብእሲት፡ ደኩን፡ ደኩን።

ወደጽሐፍ ካህን እልክቱ መርገምተ ውስተ መጽሐፍ፣ ወያጠፍእ  
ውስተ ማይ ዘመርገም። ወደሰትያ፡ለብእሲት፡ውሳዘ፡መግሣጽ፡  
ዘመርገም፡ወደበውእ፡ውስቴታ፡ውሳዘ፡መርገም፡ዘመግሣጽ።

ወደወስድ ካህን ከእጅ ሴት መስዋዕተ ቅናት፣ ወያኖር መስዋዕተ  
ፊተ እግዚአብሔር፣ ወያቀርብ እሷ ወደ መሠዊያ። ወደወስድ ካህን  
ከመስዋዕተ የማስታወሻዋን፣ ወያዕርግ እሱን ላይ መሠዊያ፣ ወከዚህ  
በኋላ ያጠጣ ሴትን ውጋ። እና ይሆናል እንደሆነች ተረክሳ እና በርስት  
ትርስት ወንድ የእርሷን፣ እና ይገባል ወደ እርሷ ውሃ የመቃወሚያው  
የተረጎመው፣ እና ትበጠብጣለች ሆኗን፣ እና ይወድቃል ጭኔዋ፣ እና  
ትሆናለች ሴቲቱ ወደ እርግማን ለሕዝቧ። ግን ሴቲቱ ካልተረከሰች፣ እና  
ንጽህት ከሆነች፣ ንጹህ ትሆናለች እና ዘር ትወልዳለች። ይህ የቅናት ሕግ  
ነው፣ የተጋባቾ ሴት ስትተላለፍ እና ስትረከስ። ወደም ሰው ዘይመጣ ላይ  
እርሱ መንፈስ ቅናት፣ እና ይቀና ሚስቱን፣ እና ያቆም ሚስቱን በፊተ  
እግዚአብሔር፣ እና ያደርግላት ካህኑ ሁሉን ሕግን ይህን። ወንጹሕ፡  
ይሆን፡ዘሰው፡እምኅጢአት፡ወይእቲ፡ብእሲት፡ትወስድ፡ኅጢአታ።

6

ወተናገረ፡እግዚአብሔር፡ወደ፡ሙሴ፡እንዲህ፡ብሎ፡ተናገረ፡ለደቂቀ፡  
እስራኤል። እና ወደ እነርሱ ትላለህ፣ ሰው ወይም ሴት፣ ለጌታ ንጽህናን  
ለማጽዳት በታላቅ መሎክት የሚመለከት፣ ከወደንና ከጠንካራ መጠጥ  
ይነፃል፤ ከወደን የተሰራ ኦቶና ከጠንካራ መጠጥ የተሰራ ኦቶ  
አይጠጣም፤ ከወደን የሚመረተውም ሁሉ አይጠጣም፤ ትኩስ ወደንና  
ዝምድ አይበላም በሙሉ የመሐላው ቀናት። ከወደን ከሚሆነው ሁሉ፣  
ከወደን ቅርፊቶች እስከ ወደን ዘር ድረስ ያለውን ወደን በማጽዳት ቀናት  
ሁሉ አይበላም። ምላጭ በራሱ ላይ አይመጣም፣ እስከ እእግዚአብሔር  
የጸለየባቸው ቀናት እስኪፈጸሙ ድረስ፤ ቅዱስ ይሆናል የጸሎቱ ቀናት  
ሁሉ የራሱን ፀገር እያሳደገ እእግዚአብሔር። በሁሉ የሞተች ነፍስ ላይ

አይገባም፣ በአባቱ እና በእናቱ ላይ። እና በወንድሙ እና በእህቱ አይረከስም በእነርሱ ሲሞቱ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስእለቱ በእርሱ በራሱ ላይ ነው።

በሁሉ የምኞቱ ቀናት ለጌታ ቅዱስ ይሆናል። ከሆነ እና አንድ ሰው ላይ ለእርሱ በድንገት ቢሞት፣ ወዲያውኑ የእርሱ የጸሎት ራስ ይረከሳል፣ እና የእርሱን ራስ ይላጫል በምደነጻበት ቀን፣ በሰባተኛው ቀን ይላጫል። ወበሳምንት፣ ዕለት፣ ያመጽኦ፣ ክልኬተ፣ መዓንቅ፣ ወይኦቲ፣ ክልኬተ፣ ደቂቀ፣ ርግብ፣ ጎብ፣ ካህን፣ ውስተ፣ ጥጎተ፣ ደብተራ፣ ዘመስክር።

እና ካህኑ አንዱን ስለ ኃጢአት፣ እና አንዱን ወደ መሥዋዕት ያደርጋል፣ እና ካህኑ ስለ እርሱ፣ ስለ እነዚያ አበሳ ስለ ነፍሱ ያስተስራል፣ እና ራሱን በዚያ ቀን ያቀድሳል፣ በዚያ ቀን ለእግዚአብሔር ተቀደሰ፣ የሥርዓቱን ቀናት። ወይመጽኦ፣ በግዑዳሙተ፣ ውስተ፣ በደል፣ ወእላ፣ መዋዕል፣ እላ፣ ቀዳሚያን፣ ዘእንበለ፣ ጎሳቤ፣ ደከውኑ፣ እስመ፣ ተረከሰ፣ ርእሱ፣ ዘምሕላ።

ወይህ ሕግ ዘጸላየ፣ በዘ ቀን ይፈጽም መዋዕለ ጸሎቱ፣ እርሱ ያመጣ በጎብ አንኳኩ ዘደብተራ ዘመርጡር። ወያመጣ መስዋዕቶ ለእግዚአብሔር፣ በግዑዳሙተ አሐደ ዘእንበለ ሕሱም ለመሥዋዕተ ምሥጢር፣ ወበግዑዳሙተ አሐተ ዘእንበለ ሕሱም ለጎሳቤ፣ ወበግዑዳሙተ ዘከረ አሐደ ዘእንበለ ሕሱም ለመድጎኒት። እና ቅርጫት ያልተፈተነ ዱቄት ዳቦዎቹ በዘይት የተቀላቀሉ፣ እና ጣፋጭ ዳቦዎቹ ያልተፈተነ በዘይት የተቀቡ፣ እና መስዋዕታቸውን፣ እና መጠጥ መባቸውን። እና ካህኑ በእግዚአብሔር ፊት ያመጣል፣ እና ስለ ኃጢአቱ ያደርጋል፣ እና መሥዋዕቱን ያደርጋል። ወበግኒ፣ ደገብሮ፣ መሥዋዕተ፣ ሰላም፣ ለእግዚአብሔር፣ ላዕለ፣ መስፈርተ፣ ዘይኪሳምር፣ ወይገብር፣ ካህን፣ መሥዋዕቶ፣ ወመስተኖ። እናም ያ ቃል ያደረገው በምስክርነቱ ድንኳን በሮቹ ዘንድ የቃሉን ራሱን ይላጫል፣ እናም ጸጉሮቹን በመዳኛው መስዋዕት በታቸ ባለው አሳት ላይ ያደርጋል።

ወይወስድ ካህኑ ክንደ በግ ዘተቀቀለ ወእንጂራ አሐደ ዘኪፈጠረ እምነ መሰረቱ ወጣፋጭ አሐደ ዘኪፈጠረ ፣ ወደሰይም ላዕለ እደዊሁ

ለዘገባ አምድላረ መላጩቱ ገባሁ። እና ካህኑ አነርሱን መሸፈኛ በእግዚአብሔር ፊት ያመጣቸዋል፤ ለካህኑ በደረተ መሸፈኛ ላይ እና በክንድ ማስወገጃ ላይ ቅዱስ ይሆናል፤ እና ከእነዚህ በኋላ ያደረገው ወይን ደጠጣል። ይህ ሕግ ነው የዘለየው ዘእግዚአብሔር መስዋዕቱን ለእግዚአብሔር በእንተ መብጽዓሁ፣ ዘእንበለ ዘደረክብ አዴሁ፣ በከመ ጎደል መብጽዓሁ፣ ዘይወሀብ በከመ ሕግ ንጽሕና።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብል። ተናገረ ለአሮን እና ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብለህ፡ እንዲህ ተባርኩ ደቀ መዛሙርተ አስራኤልን፣ እንዲህ ብላቸሁ ለአነርሱ፡ እግዚአብሔር ይባርክህ፤ እናም ደጠብቅህ። እግዚአብሔር ፊቱን ላይህ ያበራ፣ እናም ይምራህ። እግዚአብሔር ገዱን ወደ አንተ ያንሣ እንዲሁም ሰላምን ይሁንህ። ወይደሙ ስምዩ ላዕለ ደቂቀ አስራኤል፤ ወአነ እግዚአብሔር አባርኮሙ።

7

ወሆነ፡በዘ፡ቀን፡ዘፈጸመ፡ሙሴ፡ከሙያቀውም፡ዘድንኳን፡ወቀባ፡ ወአቀደሳ፡ወኩሎ፡ንዋያ፡ወመሥዋዕተኒ፡ወኩሎ፡ንዋዮ፡ወቀባ፡ ወአቀደሳ፡ ወአመጡ፡መላእክተ፡አስራኤል፡፤ወ፩፡መላእክተ፡አብያተ፡ አበው፡ሎሙ፡አሙንቱ፡መላእክተ፡ነገድ፡አሙንቱ፡ቆሙ፡ዲቡ፡ምልከተ። እና ስጦታቸውን በእግዚአብሔር ፊት አመጡ፣ ስድስት የተሸፈኑ ሰረገላዎች እና አሥራ ሁለት በሬዎች፣ ሰረገላ ከሁለት መሳፍንት እና ጥጃ ከአያንዳንዱ፣ እና በድንኳኑ ፊት አመጡ። ወአቤ፡ እግዚአብሔር፡ ኅቡ፡ ሙሴ፡ እንደ፡ ደብል። ከአነርሱ ውሰድ፡ እና ለምስክርነቱ ድንኳን የአገልግሎት ስራዎች ይሆናሉ፣ እናም አያንዳንዱ እንደአገልግሎቱ ለሌዋውያን ተሰጣቸዋለሁ። እና ሙሴ መኪናዎቹንና በሬዎቹን ወስዶ ለሌዋውያን ሰጣቸው። እና ሁለቱን ጋሪዎች እና አራቱን በሬዎች ለገድሶን ልጆች በማገልገያቸው መሠረት ሰጠ። እናም አራቱን ሰረገላዎች እና ስምንቱን በሬዎች ለመራራ ልጆች በአገልግሎታቸው መሠረት በካህኑ በአሮን ልጅ በኢታማር አማካይነት ሰጠ። እና ለቃዓት ልጆች አልሰጠም፡ ምክንያቱም የቅዱስ አገልግሎት ዕቃዎችን በተከሻቸው ስለሚሸከሙ።

እና መሳፍንቱ ለመሠዊያው ምርቃት አመጡ፤ በዚያ ቀን ሲቀባው፤ እና መሳፍንቱ ስጦታዎቻቸውን በመሠዊያው ፊት አመጡ። ወይቤ እግዚአብሔር ኅብ ሙሴ፡ መስፍን አሐዱ በየዕለት፡ መስፍን በየዕለት ያመጽኩ ስጦታቲቻሙ ለቅዱስ ምሥዋዕ።

ወነበረ፡ ዘያቀርብ፡ በመዓልት፡ ቀዳሚት፡ ስጦቶ፡ ናዓሶን፡ ወልደ፡ አሚናዳብ፡ መልአከ፡ ነገድ፡ ይሁዳ። ወአምጽኦ መባኦ ዲቦ፡ ማዕዲ ብሩር አሐደ፡ ሠላሳ ወምኦት ክብደቱ፡ ወማዕዲ አሐተ ብሩረ፡ ሰብዓ ሲቅሎስ በሲቅሎስ ቅዱስ፡ ክልኤቻን መልኦ ሰሚደ ዘተቀባ በቅብኦ ለመሥዋዕት። ማጥመቂያ አንድ የአሥር ወርቅ፡ በዕጣን የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶቹ፡ በግ አንድ፡ የአንድ ዓመት በግ አንድ ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ኅጢአት። ወወደ መስዋዕተ ድኅነት ሁለት ላሞቹ፡ አምስት አውራ በጎቹ፡ አምስት ፀአዳ አሞራዎቹ፡ አምስት አመታዊ ሴት በጎቹ፡ ይህ የናዓሶን ልጅ የአሚናዳብ ስጦታ ነው።

በሁለተኛው ቀን ናትናኤል የሶጋር ልጅ፡ የደሳኮር ነገድ መሪ አመጣ። እና ስጦታውን አመጣ፤ አንድ የብር ሳህን፡ ክብደቱ አንድ መቶ ሰላሳ፡ አንድ የብር ጽዋ፡ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፤ ሁለቱም በዘይት የተቀላቀለ የስንዴ ዱቄት ሙሉ ለመሥዋዕት። የዕጣን ማጠሪያ አንድ፡ አሥር የወርቅ፡ በዕጣን የተሞላ። አንድ ጥጃ ከከብቶቹ፡ አንድ ወንድ በግ፡ አንድ የአንድ ዓመት በግ ለማቃጠያ መሥዋዕት። ወአሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ኅጢአት። ወወደ መስዋዕተ ድኅነት ላሞቹ ሁለት፡ አውራ በጎቹ አምስት፡ ፀአዳ አሙዳ አምስት፡ አመታዊያን ሴት በጎቹ አምስት፡ ይህ ስጦታ የናትናኤል ልጅ ሶጋር።

በሦስተኛው ቀን የዘቡሎን ልጆቹ መሥፍን ኤልያብ የኬሎን ልጅ። ስጦታው፡ አንድ የብር ሳህን፡ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፡ አንዲት የብር ሳህን፡ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፤ ሁለቱም በዘይት የተቀላቀለ የስንዴ ዱቄት ሙሉ ለመሥዋዕት። ማጥመቂያ አንድ የአሥር ወርቅ፡ በዕጣን የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶቹ፡ በግ አንድ፡ የአንድ ዓመት በግ አንድ ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ኅጢአት።

ወወደ መስዋዕተ ጽላነት ላሞቹ ሁለት፣ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ አምስት፣  
አጣሊያት ዓመታዊያት አምስት፣ ደህ ስጦታ የኤልያብ ልጅ የኬሎን።

በአራተኛው ቀን የሮቤል ልጆች ገዥ ኤልሱር የቬዴኩር ልጅ።  
ስጦታው የእርሱ፣ ሳህን ብር አንድ፣ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፣ ጽዋ አንድ ብር፣  
ሰባ ሸቅል በቅዱስ ሸቅል፣ ሁለቱም ሙሉ የስንዴ ዱቄት በዘይት  
የተቀላቀለ ለመሥዋዕት። አንድ ማጥመቂያ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን  
የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶቹ፣ በግ አንድ፣ የአንድ ዓመት በግ አንድ  
ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፣ ጠሊ፣ አምነ፣ አጣሊ፣ በእንተ፣ ኅጢአት።  
ወወደ መስዋዕተ ጽላነት ላሞቹ ሁለት፣ አውራ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ  
ሕርጂን አምስት፣ አመታዊያን አንስት በጎቹ አምስት፣ ደህ ስጦታ  
የኤልሱር ልጅ ሴዲኩር።

በአምስተኛው ቀን የሲሜዶን ልጆች አለቃ ሰላሚኤል የሱሪሳዳይ  
ልጅ። ስጦታው የእርሱ፣ ሳህን ብር አንድ፣ ሰላሳ እና መቶ ክብደቱ፣ ጽዋ  
አንድ ብር፣ ሰባ ሸቅል እንደ ሸቅሉ ቅዱስ፣ ሁለቱም ሙሉ የስንዴ ዱቄት  
የተቀላቀለ በዘይት ለመሥዋዕት። አንድ ማጠሪያ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን  
የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶቹ፣ በግ አንድ፣ የአንድ ዓመት በግ አንድ  
ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፣ ጠሊ፣ አምነ፣ አጣሊ፣ በእንተ፣ ኅጢአት።  
ወወደ መስዋዕተ ጽላነት ላሞቹ ሁለት፣ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ አምስት፣  
አጣሊያት ዓመታውያት አምስት፣ ደህ ስጦታ ሰላሚኤል ወልደ ሱሪሳዳይ።

በስድስተኛው ቀን የገድ ልጆች መሪ ኤልያሳፍ የራጉኤል ልጅ።  
ስጦታው የእርሱ፣ ሳህን ብር አንድ፣ ሰላሳ እና መቶ ክብደቱ፣ ጽዋ አንድ  
ብር፣ ሰባ ሸቅል በቅዱስ ሸቅል፣ ሁለቱም ሙሉ የስንዴ ዱቄት በዘይት  
የተቀላቀለ ለመሥዋዕት። ማጥመቂያ አንድ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን  
የተሞላ። ከከብቶቹ አንድ ጥጃ፣ አንድ በግ፣ አንድ ዓመታዊ በግ ለሙሉ  
ማቃጠያ። ወአሐደ፣ ጠሊ፣ አምነ፣ አጣሊ፣ በእንተ፣ ኅጢአት። ወወደ  
መስዋዕተ ጽላነት ላሞቹ ሁለት፣ አውራ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ ተሐተ  
አምስት፣ አመታዊያን አንስት በጎቹ አምስት፣ ደህ ስጦታ ኤልሳፍ ወልደ  
ራጉኤል።

በሰባተኛው ቀን የኤፍራም ልጆች አለቃ፣ ኤልሳማ የአሚሁኗ ልጅ። ስጦታው፡ የብር ሳህን አንድ፣ ክብደቱ አንድ መቶ ሰላሳ፣ የብር ጽዋ አንዱ፣ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፣ ሁለቱም በዘይት የተቀላቀለ ስንዴ ዱቄት ሙሉ ለመሥዋዕት። አንድ ማጥመቂያ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን የተሞላ። ከከብቶች አንድ ጥጃ፣ አንድ በግ፣ አንድ ዓመታዊ በግ ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ጎጢአት። ወወደ መስዋዕተ ድህነት ላሞች ሁለት፣ አውራ በጎች አምስት፣ ፀአዳ አሕማረ አምስት፣ አመታዊ አንስት በጎች አምስት፣ ይህ ስጦታ የኤልሳማ ልጅ አሚሁኗ።

በሳምንተኛው ቀን መስፍነ ደቂቀ ምናሴ ገማልኤል ወልደ ፋዳሱር። ስጦታው የእርሱ፡ ሳህን ብር አንድ፣ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፣ ጽዋ አንድ ብር፣ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፣ ሁለቱም ሙሉ የስንዴ ዱቄት በዘይት የተቀላቀለ ለመሥዋዕት። አንድ ማጥመቂያ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶች፣ በግ አንድ፣ የአንድ ዓመት በግ አንድ ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ጎጢአት። ወውስተ፡ መሥዋዕተ፡ ዘመድጎኒት፡ ላሕማት፡ ክልኤቱ፡ አባግዕ፡ ጎምስቱ፡ አጣሉ፡ ጎምስቱ፡ አባግዕ፡ አንስት፡ ዘአሐቲ፡ ዓመት፡ ጎምስቱ፡ ዝንቱ፡ ውክቱ፡ ስጦታ፡ ገማልኤል፡ ወልደ፡ ፋዳሱር።

በዘጠነኛው ቀን የብንያም ልጆች አለቃ አቢዳን የጊድዖኒ ልጅ። ስጦታው የእርሱ፡ አንድ የብር ሳህን፣ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፣ አንድ የብር ጽዋ፣ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፣ ሁለቱም በዘይት የተቀላቀለ የስንዴ ዱቄት ሙሉ ለመሥዋዕት፣ ማጥመቂያ አንድ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶች፣ በግ አንድ፣ የአንድ ዓመት በግ አንድ ለሙሉ ማቃጠያ። ወአሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ጎጢአት። ወወደ መስዋዕተ ድህነት ላሞች ሁለት፣ አውራ በጎች አምስት፣ ፀአዳ ፍየሎች አምስት፣ አመታዊ ሴት በጎች አምስት፣ ይህ ስጦታ አቢዳን ወልደ ጊድዖኒ።

በአስረኛው ቀን የዳን ልጆች መሪ የአሚሳዳይ ልጅ አኪዔዘር። ስጦታው የእርሱ፡ ሳህን ብር አንድ፣ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፣ ጽዋ አንድ ብር።

ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፡ ሁለቱም ሙሉ የሰንዴ ዱቄት በዘይት የተቀላቀለ ለመሥዋዕት። የወርቅ ማጠሪያ አንዱ በአሥር፣ በዕጣን የተሞላ። ጥጃ አንድ ከከብቶቹ፣ በግ አንድ፣ የአንድ ዓመት በግ አንድ ለሙሉ ማቃጠያ። ወከሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ጎጢአት። ወወደ መስዋዕተ ድኅነት ላሞቹ ሁለት፣ አውራ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ ተሐውሮቹ አምስት፣ አመታዊያን ሴት በጎቹ አምስት፣ ይህ ስጦታ አኪዔዘር ወልደ አሚሳዳይ።

በአስራ አንደኛው ቀን የአሴር ልጆቹ ገዥ ፋጌኤል የኤክራን ልጅ። ስጦታው የእርሱ፡ ሳህን ብር አንድ፡ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፡ ጽዋ አንድ ብር፡ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፡ ሁለቱም ሙሉ የሰንዴ ዱቄት በዘይት የተቀላቀለ ለመሥዋዕት። ማጥመቂያ አንድ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን የተሞላ። ከከብቶቹ አንድ ጥጃ፣ አንድ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት በግ ለሙሉ ማቃጠያ። ወከሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ጎጢአት። ወወደ መስዋዕተ ሰላም ላሞቹ ሁለት፣ አውራ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ ተሐተ አምስት፣ አመታዊያን አንስት በጎቹ አምስት፣ ይህ ስጦታ ፋጌል ወልደ እክራን።

በዐሥራ፡ ወክልኤ፡ መዓልት፡ መስፍነ፡ ደቂቀ፡ ንፍታሌም፡ አኪሬ፡ ወልደ፡ አይናን። ስጦታው የእርሱ፡ ሳህን ብር አንድ፡ ክብደቱ መቶ ሰላሳ፡ ጽዋ አንድ ብር፡ ሰባ ሸቅል እንደ ቅዱስ ሸቅል፡ ሁለቱም ሙሉ የሰንዴ ዱቄት በዘይት የተቀላቀለ ለመሥዋዕት። ማጥመቂያ አንድ የአሥር ወርቅ፣ በዕጣን የተሞላ። ከከብቶቹ አንድ ጥጃ፣ አንድ በግ፣ አንድ ዓመታዊ በግ ለሙሉ ማቃጠያ። ወከሐደ፡ ጠሊ፡ እም፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ጎጢአት። ወወደ መሥዋዕተ ድኅነት ላሞቹ ሁለት፣ አውራ በጎቹ አምስት፣ ፀአዳ አሕማሪ አምስት፣ አመታዊ አንስት በጎቹ አምስት፣ ይህ ስጦታ የአኪሬ ልጅ አይናን።

ይህ የመሠዋዊያው ቅዳሴ በቀባው ቀን፣ ከአስራኤል ልጆቹ መሳፍንት፡ የብር ሳህኖቹ አሥራ ሁለት፣ የብር ጽዋዎቹ አሥራ ሁለት፣ የወርቅ ማጠጫዎቹ አሥራ ሁለት። ሰላሳ እና መቶ ሲቅሎቹ ጽዋው አንዱ፣ እና ሰባ ሲቅሎቹ ጽዋው አንዱ፣ ሁሉ የእኛዎቹ ብር ሁለት ሺህ

እና ከራት መቶ ሲቅሎቸ፣ በቅዱስ ሲቅል። አስራ ሁለት ወርቃማ ዐጣን ማቃጠያዎቹ በዐጣን የተሞሉ፣ የዐጣን ማቃጠያዎቹ ወርቅ ሁሉ መቶ ሃያ ወርቃማ። ሁሉ ላሞቹ ወደ ማቃጠያ መሥዋዕት፣ ጥጁቹ አሥራ ሁለት፣ በጎቹ አሥራ ሁለት፣ ዓመታዊ በጎቹ አሥራ ሁለት፣ እና መሥዋዕቶቻቸው፣ እና መጠጥ መሥዋዕቶቻቸው፣ እና ፀአዳዎቹ ከ ፀአዳዎቹ አሥራ ሁለት ስለ ኅጢአት። ሁሉ ላሞቹ ለመዳን መስዋዕት፣ ጥጁዎቹ ሃያ አራት፣ በጎቹ ስልሳ፣ ፀአዳዎቹ ስልሳ አመታዊ፣ በጎቹ ስልሳ አመታዊ ንጹሃን፣ ይህ የመሠዋዕት ቅዳሴ ነው፣ እጅቹን ከመሙላት በኋላ እና እርሱን ከመቀባት በኋላ።

ሙሴ ወደ የምስክርነት ድንኳን ከእርሱ ጋር ለመናገር በሚገባበት ጊዜ፣ የእግዚአብሔርን ድምጽ ከእርሱ ጋር ከሚናገረው ከመቀመጫው ምሕረት ላይ ከላይ ሰማ፣ እሱም በየምስክርነት ታቦት ላይ ነው፣ በሁለቱ ኪሩቤል መካከል፣ እና ከእርሱ ጋር ይናገር ነበር።

8

ወተናገረ፡እግዚአብሔር፡ኅብ፡ሙሴ፡እንዘ፡ደብል፡ተናገር፡ለአሮን።  
ወትብል ኅብ እግዚአ፡ ሶበ ትሠደም ውእቱ መብራህተ አምነ ክፍል ፡  
በከመ ገጽ ዘመኖርት ያብርሁ እሙንቱ ሰብዓቱ መብራህተ ። ወገብረ፡  
ከማሁ፡አሮን፡እምክሐዱ፡ክፍል፡በቅድመ፡ገጽ፡መኖርት፡አንጸፈ፡  
መብራህተሃ፡በከመ፡አዘዘ፡እግዚአብሔር፡ለሙሴ። እናም ይህ የመብራቱ ግንባታ፡ ጠንካራ ወርቃማ፡ የእርሷ ግንድ፡ እና የእርሷ ሊሊዎቹ፡ ጠንካራ ሙሉ፡ እንደ ቅርጹ እግዚአብሔር ለሙሴ ያሳየው፡ እንደዚህ መብራቱን ሠራ።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ ብሎ፡ ውሰድ፡ ለሌዋውያን፡  
እማእከለ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወአንጽሑ፡ ሎሙ። ወከማ፡ትገብር፡  
ለቲሆሙ፡ማጽዳክ፡ኪያሆሙ፡ትነዝሳ፡ለቲሆሙ፡ማየ፡ማጽዳክ፡ወደመጽእ፡  
መላጽ፡ለዕለ፡ኩሉ፡ሥጋ፡ኪያሆሙ፡ወደኅጽቡ፡አልባሲሆሙ፡ወንጹሓን፡  
ይኩኑ።

ወደነሥኩ፡ለህመ፡አሐደ፡እምነ፡አብዕልት፡ወዘንተ፡መሥዋዕተ፡  
ስርናዮ፡ዘተሐወከ፡በቅብእ፡ወለህመ፡ዘአሐቲ፡ዓመት፡እምነ፡አብዕልት፡  
ትነሥኦ፡በእንተ፡ኅጢአት፡ ወታቀርብ ዘሌዋውያን ቅድመ ደብተራ  
መርጡል፤ ወታስተጋብእ ኩሎ ማኅበረ ደቂቀ እስራኤል። እና  
ሌዋውያንን በእግዚአብሔር ፊት ታቀርባለህ፤ እና የእስራኤል ልጆች  
እጆቻቸውን በሌዋውያን ላይ ይጥላሉ። እና አሮን የሌዋውያንን እንደ  
መባ ከእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ያለያቸዋል፤ እና  
የእግዚአብሔርን ሥራ እንዲሠሩ ይሆናሉ። ለዊያን ደግሞ እጆቻቸውን  
በጥጆቹ ራሶች ላይ ያደርጋሉ፤ እና አንዱን ስለ ኃጢአት እና አንዱን  
ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ታደርጋለህ፤ ስለ እነርሱ ለማስተስረደ።

ወታቀውም አሙንቱ ሌዋውያን ቅድመ እግዚአብሔር፤ ወቅድመ  
አሮን፤ ወቅድመ ውሉዱ፤ ወትራስዮሙ መባእ ቅድመ እግዚአብሔር።  
ወትለይ፡ለዋውያን፡እምመካከለ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ወይኩኑ፡ሊተ። ወድኅረ፡  
ዝንቱ፡ ደበውኩ፡ ሌዋውያን፡ ደግበሩ፡ ግብረ፡ ደብተራ፡ ስምዕ፡  
ወታነጽሑሙ፡ ወትመልሶሮሙ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር። ምክንያቱም  
እነዚህ ከእስራኤል ልጆች መካከል እንደ መስዋዕት የተሰጡ ለእኔ  
ናቸው፤ ማህፀንን የሚከፍቱ የመጀመሪያ ልጆች ሁሉ ከእስራኤል ልጆች  
ምትክ እነርሱን ለራሴ ወስጄአቸዋለሁ። ምክንያቱም ሁሉ በኩር  
በእስራኤል ልጆች ውስጥ ከሰዎች አስከ እንስሳት ለእኔ ነው። በዚያ ቀን  
በግብጽ ምድር ሁሉ በኩርን ባመታሁበት ጊዜ ለእኔ አቀደስኋቸው። እና  
ሌዋውያንን በእስራኤል ልጆች ውስጥ ካሉት ሁሉም በኩሮች ፈንታ  
ወሰዱ። እናም ለዊያንን እንደ መባ የተሰጡትን ለአሮን እና ለደቂቀ  
ከደቂቀ እስራኤል መካከል መለስኩ፤ የደቂቀ እስራኤልን ሥራ  
በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ እንዲሠሩ እና ስለ ደቂቀ እስራኤል  
እንዲያስተርፍ፤ እናም በደቂቀ እስራኤል መካከል ወደ ቅዱሳን  
የሚቀርብ አይኖርም።

ወአደረገ፡ሙሴ፡ወአሮን፡ወኩሉ፡ኅዝብ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡  
ለሌዋውያን፡በከመ፡አዘዘ፡እግዚአብሔር፡ለሙሴ፡በእንተ፡ሌዋውያን፤  
ከማሁ፡አደረገ፡ሎሙ፡ደቂቀ፡እስራኤል። ወተነጻሕዉ፡ ሌዋውያን፡  
ወኅፀቡ፡ አልባሲሆሙ፡ ወወሀበሙ፡ አሮን፡ ቍርባነ፡ ቅድመ፡

እግዚአብሔር፡ ወጎደገ፡ አሮን፡ በእንቲአሆሙ፡ ከመ፡ ያንጽሕዎሙ።  
ወድሳረ፡ እሉ፡ ቦኩ፡ ሌዋውያን፡ ደገብሩ፡ ግብሮሙ፡ ውስተ፡ ደብተራ፡  
ዘምስክር፡ ቅድመ፡ አሮን፡ ወቅድመ፡ ውሉዱ፡ በከመ፡ አዘዘ፡  
እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ በእንተ፡ ሌዋውያን፡ ከማሁ፡ ገብሩ፡ ሎሙ።

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ። ይህ ስለ ሌዋውያን ነው፤ ከሃያ አምስት ዓመት እና ከዚያ በላይ፤ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ ለመስራት ይገባሉ። እና ከሃምሳ ዓመት ዕድሜ ከከገልግሎቱ ይለያል፤ እና ደግሞ አይሠራም። ወወንድሙ፡ ደገብር፡ በድንኳነ፡ ምስክር፡ ለመጠበቅ፡ ጠበቆቹ፡ ግን፡ ሥራ፡ አይሠራ፡ እንደዚህ፡ ትገብር፡ ለሌዋውያን፡ በጠበቆቻቸው።

9

ወተናገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ በበረሃ ሲና በሁለተኛው ዓመት፤ ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ፤ በመጀመሪያው ወር እያለ። አልኩ፤ እናም የእስራኤል ልጆች ፋሲካን በወቅቱ ይፈጽሙ፤ በአሥራ አራተኛው ቀን የመጀመሪያው ወር ወደ ምሽት ታደርገዋለህ እሱን እንደ ጊዜያቱ፤ እንደ ሕገ፤ እና እንደ ትርጓሜው ታደርገዋለህ እሱን። እናም ሙሴ ለእስራኤል ልጆች ተናገረ፤ በሲና ምድር በዳ በወሩ አሥራ አራተኛ ቀን መጀመሪያ ላይ ፋሲካን እንዲያደርግ። እንደ አዘዘው እግዚአብሔር ለሙሴ፤ እንደዚህ አደረገ የእስራኤል ልጆች።

እና መጡ እነዚያ ሰዎች እነዚያ በሰው ነፍስ ላይ ያልተነጻጸሩ ነበሩ፤ እና በዚያ ቀን ፋሲካን ማድረግ አልቻሉም፤ እና በዚያ ቀን ፊት ሙሴና አሮን መጡ። ወይቡ እሙንቱ ብእሲ ኅቤሁ፡ ንሕነ ርኩሳን በነፍስ ሰብእ፤ አኮኑ እንከ ንድሳር ለማቅረብ ስጦተ ለእግዚአብሔር በከመ ጊዜሁ በማእከል ደቂቀ እስራኤል። ወአመ፡ ኅቤሆሙ፡ ሙሴ፡ ቁሙ፡ ዝዩ፡ ወእሰምዕ፡ ምንተ፡ ይኤ ዝዝ፡ እግዚአብሔር፡ በእንቲአክሙ። ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብል። ተናገር ለደቂቀ እስራኤል እንዲህ እያልክ፡ ሰው ሰው ዘይሁን ርኩስ በነፍስ ሰው ወይም በመንገድ ርሑቅ ለእናንተ ወይም በትውልዶቻቸው፡ ወያደርግ ፋሲካ ለእግዚአብሔር

በወር ሁለተኛ በአሥራ አራተኛ ቀን። ወደ ምሽት ያደርጉት፤ በፈጣጣ እና በመራራ ቅጠሎች ይበሉት። ከእርሱ ወደ ጠዋት አይተወም፤ እና አጥንት ከእርሱ አይሰብሩም፤ እንደ ፋሲካ ሕግ ያደርጉታል። እናም ንጹሀ የሆነ ሰው በሩቅ መንገድ ላይ ሳይሆን ፋሲካን ማድረግ ያዘገገ፤ ያ ነፍስ ከሕዝቧ ተጠፋለች፤ ምክንያቱም የጌታን ስጦታ በወቅቱ ስላላመጣ፤ ያ ሰው ኃጢአቱን ይወስዳል። ግን ከሆነ መጻተኛ ወደ እናንተ በምድራችሁ ቢቀርብ፤ እና እእግዚአብሔር ፋሲካን እንደ ሕግ ፋሲካ እና እንደ ሥርዓቱ ቢያደርግ፤ አንድ ሕግ ለእናንተ እና ለመጻተኛ እና ለምድሪቱ ተወላጅ ይሆናል።

እናም በድንኳኑ በተቆመበት ቀን ደመናው ድንኳኑን፤ የምስክርነቱን ቤት ሸፈነው፤ እና ማታ ድንኳኑ ላይ አስከጠዋት እንደ እሳት ምስል ነበረ። እንደዚህ ያለማቋረጥ ነበረ፤ ደመናው በቀን ይሸፍናት ነበር፤ እና የእሳት መልክ በሌሊት። ወእምዘ ዐርገት ደመና አምነ ደብተራ፤ ወእምድሳረ ዝንቱ ተለዐሉ ደቂቀ አስራኤል፤ ወበውስተ መካን ኅበ ቆመት ደመና፤ ህየ ኅደሩ ደቂቀ አስራኤል። በእግዚአብሔር ትእዛዝ የአስራኤል ልጆች ይሰፍራሉ፤ እና በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይነሳሉ፤ ደመናው በድንኳኑ ላይ የሚጥልባቸውን ሁሉንም ቀናት የአስራኤል ልጆች ይሰፍራሉ። እና ደመናው በድንኳኑ ላይ ብዙ ቀናት ሲሳብ፤ የአስራኤል ልጆች የእግዚአብሔርን ጥበቃ ይጠብቃሉ፤ እና አይነሱም። ወይሆናል መቼም ደመናይቱ ትሸፍን ቀናትን በቁጥር ላይ ድንኳኑ፤ በድምፀ እግዚአብሔር ይሰፍራ፤ እናም በትእዛዝ እግዚአብሔር ይነሱ። ወይሆናል መቼም ትሆን ደመና ከምሽት አስከጠዋት፤ ወትዐርግ ደመና በጠዋት፤ ወይገዙ በቀን ወበላሊት። ወርሃ መዋዕል እንዘ ትብዝሃ ደመና እንዘ ትጽልል ላዕሌሃ፤ ደኅድሩ ደቂቀ አስራኤል፤ ወኢ ይግዕዙ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይነሳሉ፤ የእግዚአብሔርን ጥበቃ ጠበቁ በእግዚአብሔር ትእዛዝ በሙሴ አጅ።

ወተናገረ፡እግዚአብሔር፡ኅቡ፡ሙሴ፡እንዘ፡ይብል፡ግበር፡ለርእስከ፡ ክልኤተ፡መለከተ፡ዘብረር። የተደበደቡ ትሠራቸዋለህ እና ለእናንተ ይሆኑ

ጉባኤውን ለመጥራት እና ሰፊሮቹን ለማንሳት። ወ ትነፍሳ በ አማንቱ ፡  
ወ ደትጋባእ ኩሉ ማሳበር በ ላዕለ ጥላተ ደብተራ ዘ ሰማዕት ። ግን  
በአንድ ቀንድ ቢነፃ፡ ሁሉም የአስራኤል አለቆቹ መሪዎቹ ወደ አንተ  
ደመጣሉ። እና ምልክት ትነፃሉ፡ እና በምስራቅ እየተሰፈሩ ያሉት እነዚያ  
ተሰፍረው ያሉት ይነሱ። ወትነፍጉ ምልክተ ሁለተኛ፡ ወደጓዙ እሉ  
ሰፊራት እለ ደሰፍሩ ደቡብ፤ ወትነፍጉ ምልክተ ሣልሰኛ፡ ወደጓዙ እሉ  
ሰፊራት እለ ደሰፍሩ በባሕር፤ ወትነፍጉ ምልክተ ራብዐኛ፡ ወደጓዙ እሉ  
ሰፊራት እለ ደሰፍሩ ጎበ ሰሜን፤ በምልክት ይነፍጉ በጉዞሆሙ። ወመቼ፡  
ትሰብስቡ፡ ማሳበረ፡ ትነፍጉ፡ መለከተ፡ ወአኩ፡ በምልክት። እና የአሮን ልጆቹ  
ካህናት በመለከቶቹ ይነፃ፡ እና ለእናንተ የዘለዓለም ሕግ ይሆናል  
ለትውልዶቻቸው። ከሆነ እንግዲያ ወደ ጦርነት በምድራቸው ወደ  
ተቃዋሚዎቻቸው ጠላቶቹ ትወጡ፡ እና በመለከቶቹ ታሰማሉ፡ እና  
በአግዚአብሔር ፊት ትታወሳላችሁ፤ እና ከጠላቶቻችሁ ትደናላችሁ።  
እና በመዋዕለ ደስታክሙ፡ እና በበዓላቲክሙ፡ እና በሐዳሳተ ወርሳክሙ፡  
ትነፍጉ በመለከት ላዕለ መሥዋዕተ ምሥራቅክሙ፡ እና ላዕለ መሥዋዕተ  
ሰላምክሙ፡ እና ደኩንክሙ መዝከረ ቅድመ አግዚአብሔር አምላክክሙ፡  
አነ አግዚአብሔር አምላክክሙ።

እና በሁለተኛው ዓመት በሁለተኛው ወር በሃያኛው ቀን ደመናው  
ከምስክርነቱ ድንኳን ወጣ። እና ተነሡ ደቂቀ አስራኤል ምስለ  
መቅረብሙ በምድረ በዳ ሲኖ፤ ወቆመት ደመና በምድረ በዳ ፋራን።  
ወነሥኩ ቀዳሚያን በቃለ አግዚአብሔር በእደ ሙሴ።

ወነሥኩ ሥርዓተ ትዕይንተ ደቂቀ ይሁዳ ቀዳሚያን ምስለ ጎይሎሙ፤  
ወመልዕልተ ጎይሎሙ ናዓሶን ወልደ አሚናዳብ። ወበላይ፡ ጎይል፡ ነገደ፡  
ወሉደ፡ ደሳኮር፡ ናትናኤል፡ ወልደ፡ ሶጋር። እና በጎይል ዘነገደ ደቂቀ  
ዘቡሎን፡ ኤልያብ ወልደ ኬሎን። ወደነጥፉ ዘደብተራ፡ ወደወጽኩ  
ደቂቀ ጌድሶን ወደቂቀ መራሪ እለ ደጸውሩ ዘደብተራ።

እና የሮቤል ሰፈር ሥርዓተ በጎይላቸው አነሱ፡ እና በጎይላቸው ላይ  
የሴድዮር ልጅ ኤልሱር። ወበላዕለ፡ ጎይል፡ ነገደ፡ ወሉደ፡ ስምዖን፡  
ሰላሚኤል፡ ወልደ፡ ሱሪሳዳይ። ወበላዕለ ጎይል ነገደ ደቂቀ ጋድ፡ ኤልሳፍ

ወልደ ራጉኤል። እና የቃዓት ልጆች ቅዱሳትን እያነሱ ይነሳሉ፤ እና እስኪደርሱ ድረስ ድንኳኑን ያቆማሉ። እና የኤፍሬም ሰፈር ሥርዓት በታይላቸው ያነሳሉ፤ እና በታይላቸው ላይ የአሚሁድ ልጅ ኤልሳማ።

እና በምናሴ ልጆች ነገድ ኃይል ላይ፣ ገማልኤል የፋዳራል ልጅ። ወበላይ፣ ጎይል፣ ነገድ፣ ውሉድ፣ ብንያም፣ አቢዳን፣ ወልደ፣ ጌድዮን። እናም የዳን ልጆች የሰፈር ሥርዓት ይነሳል፤ ከሁሉም ሰፈራት መጨረሻዎች፣ በታይላቸው፣ እና በታይላቸው ላይ አኪዌዘር የአሚሳዳይ ልጅ። ወበላይ፣ ዘጎይል፣ ነገድ፣ ውሉድ፣ አሴር፣ ፋጌኤል፣ ወልደ፣ አክራን። እና በታይላ ነገድ ደቂቀ ገፍታሊም አኪሬ ወልደ አይናን። እነዚህ የእስራኤል ልጆች ስራዊቶች ናቸው፣ እና በታይላቸው ወጡ።

ሙሴ ለሆባብ ለራጉኤል ልጅ ለሚድያናዊው ለሙሴ ሰው በጋብቻ አለው፣ እኛ እየሄድን ነን ወደ ቦታው ጌታ ያለው፣ ይህን ለእናንተ እሰጣለሁ፣ ከእኛ ጋር ና፣ እና ደህና እናደርግሃለን፣ ምክንያቱም ጌታ ስለ እስራኤል ደህና ተናግሯል። ወአመ፣ ጎቤሁ፣ አይሖር፣ አላ፣ ውስተ፣ ምድርየ፣ ወውስተ፣ ትውልድየ። እና እንዲህ አለ፣ አትተወን፣ ምክንያቱም ከእኛ ጋር በበረሃ ውስጥ ነበርክ፣ እናም በእኛ ዘንድ አዛውንት ትሆናለህ። እና ከእኛ ጋር ብትሄድ፣ ጌታ ለእኛ የሚያደርገው መልካም ነገር ሁሉ ይሆናል፣ እና ለእንተም መልካም እናደርጋለን።

ወተነሥኩ እም ደብረ እግዚአብሔር መንገል ሠላሳ መዋዕል ፤ ወታብተ ኪዳነ እግዚአብሔር ቀደመቶሙ መንገል ሠላሳ መዋዕል ለትርኢ ሎሙ ዕረፍተ ። ወሆነ በዘ ይነሥእ ታቦት ፣ ወይቤ ሙሴ ፣ ተነሥእ እግዚአ ፣ ወይትዘርዉ ፀርክ ፣ ወይሰደዱ ኩሎሙ እለ ይጸልኩክ ። እና በ መቀመጫው ጊዜ አለ፣ ተመለስ ጌታ ሺዎቸና እልፎቸ ወደ እስራኤል። ወደመና፣ ኮነት፣ እንተ፣ ትጽልል፣ ላዕሌሆሙ፣ በመዋዕል፣ በአልዓሎሙ፣ እምትዕይንት።

እናም ሕዝቡ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ እያገረመረመ ነበረ፤ እና እግዚአብሔር ሰማ፤ እና በቁጣ ተቁጣ፤ እና ከእግዚአብሔር እሳት በእነርሱ ላይ ተቀጣጠለ፤ እና የሰፈሩን አንዳንድ ክፍል በላ። እናም ሕዝቡ ወደ ሙሴ ጮኹ፤ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፤ እሳቱም ተቆመ። ወተሰምየ ስሙ ለይከቲ በታ እምጥሪስሞስ፤ እስሙ ተነደደ ውስቴቶሙ እምሳብ እግዚአብሔር። ወዘተቀላቀለ፡ዘውስቴቶሙ፡ ተመነየ፡ምኔተ፡ወተቀምጠው፡በከዩ፡ወደቂቀ፡እስራኤል፤፤ወይቤሉ፡መኑ፡ ያብልዐነ፡ሥጋ። ተዘከርነ አሳውን እነዚያን በግብጽ በነጻ የበላነውን። እንዲሁም ቁጥዓውን፣ ድልሐውን፣ ሹንኩርቱን፣ ሸንኩርቱን፣ እና ነጭ ሸንኩርቱን። አሁን ግን ነፍሳቸን ደረቀቸ፣ ከማና በስተቀር ምንም የለም በአይኖቻቸን። ዘክንበለ ማና ከመ ዘርክ ኮሪያንደር ውክቱ፤ ወመልክኩ መልክ በረድ። ወሕዝብ ይጓዙ ነበሩ፣ ወሰበሩ፣ ወበመፍጫ ፈጨሩት፣ ወበመቅጫ ደቀሱት፣ ወበድስት በሰሉት፣ ወኬኮቻን ገበሩት፣ ወደስታው እንደ ዘይት ኬክ ጣዕም ነበረ። ወመቼ፣ ወረደ፣ ጤል፣ ላይ፣ ጦር፣ በሌሊት፣ ወረደ፣ ማና፣ ላዕሌሃ።

ወሰምዐ፡ሙሴ፡እለ፡ይበክዩ፡በአሕዛቢሆሙ፡ኩሉ፡ዲበ፡ኖሳተ፡ቤቱ፡ ወተምዐዐ፡እግዚአብሔር፡በመዐት፡ጥቀ፡ወቀድመ፡ሙሴ፡እኩይ፡ኮነ። ወይቤ፡ሙሴ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ለምንት፡ አሐዘንከ፡ ለገብርከ፡ ወለምንት፡ ኢረከብከ፡ ሞገሰ፡ ቅድሜከ፡ ለትሬሰዩ፡ ትፍትወ፡ ዘዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ላዕሌዩ። አይደለም እኔ በማሳፀን ወሰድኩ ይህን ሁሉ ሕዝብ፤ ወይስ እኔ ወለድኋቸው እነርሱን? ስለ ምን ትላለህ ለእኔ፡ ውሰድ እርሱን ወደ ደረትህ፤ እንደ አሳዳጊ ትሸከም ጠቢብን፤ ወደ ምድር ዘማለትህ ለአባቶቻቸው? ከየት ለእኔ ሥጋ ለዚህ ሁሉ ሕዝብ እሰጣለሁ፤ ስለ በእኔ ላይ ያለቅሳሉ እያሉ፣ ሥጋ ስጠን እንድንበላ። አይቻልኝም እኔ ብቻዬን ይህን ህዝብ መሸከም፣ ምክንያቱም ይህ ቃል ለእኔ በጣም ከባድ ነው። ግን ከሆነ እንዲህ አንተ ለእኔ ታደርግ፣ በጥፋት ግደለኝ፣ ከሆነ ከአንተ ምሕረት አግኝቻለሁ፣ የእኔን ውድቀት እንዳላይ።

እና እግዚአብሔር ለሙሴ አለ፣ ከእስራኤል አዛውንት ሰባ ሰዎችን ለእኔ ሰብስብ፣ እነዚያን አንተ በራስህ የምታውቃቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ የሕዝቡ አዛውንት እና ጸሐፊዎች ናቸው፣ እና እነርሱን ወደ

የምስክርነቱ ድንኳን ታመጣለህ፤ እና እዚያ ከአንተ ጋር ይቆማሉ። እና እወርዳለሁ፤ እና እዚያ ከአንተ ጋር እናገራለሁ፤ እና ከአንተ ላይ ካለው መንፈስ አወስዳለሁ፤ እና በእነርሱ ላይ አጥላለሁ፤ እና የሕዝቡን ሸክም ከአንተ ጋር ይረዱሃል፤ እና አንተ ብቻህን አትሸከምም። ወለህዝብ ትላለህ፤ ተቀደሱ ለነገ፤ ወትበላላቸው ሥጋ፤ ምክንያቱም አለቃቸው በእግዚአብሔር ፊት እያላቸው፤ ማን እኛን ሥጋ ያበላል፤ ምክንያቱም መልካም ነበረን በግብጽ፤ ወእግዚአብሔር ይሰጣቸዋል ሥጋ ለመብላት፤ ወትበላላቸው ሥጋ። አንድ ቀን አይደለም ትበላላቸው፤ ሁለትም አይደለም፤ አምስት ቀናትም አይደለም፤ አስር ቀናትም አይደለም፤ ሃያ ቀናትም አይደለም፤ እስከ አንድ ወር ቀናት ድረስ ትበላላቸው፤ እስከ ከአፍንጫቸው እስከ ወጣ ድረስ፤ እና ለአንተ ወደ ቅልቀት ይሆናል፤ ምክንያቱም በመካከላቸው ያለውን ጌታ አልታዘዘቸው፤ እና በፊቱ አለቃቸው እንዲህ ብላቸው፤ ለምን ከግብፅ መውጣት ነበረብን። ወይሴ ሙሴ፤ ስድስት ምእት ጎበ እግረኛ ውክቱ ሕዝብ፤ ዘአነ ውስቴቶሙ፤ ወአንተ ደቤክ፤ ስጋ አሁብ ሎሙ ለበልዕ፤ ወይብልዑ ወርጎ መዋዕል። አይ በጎቸና ላሞቸ ይታረዱላቤው፤ እና ይበቃቸው፤ ወይስ ሁሉ የባሕር ዓሣ ይሰበሰቡብላቸው፤ እና ይበቃቸው፤ እና እግዚአብሔር ለሙሴ አለ፤ የእግዚአብሔር እጅ አይበቃም እንዴ? አሁን ቃሌ ይደርስህ አይደርስህ ታውቃለህ።

ወወጣ ሙሴ፤ ወነገረ ለሕዝብ ቃላት እግዚአብሔር፤ ወአስተጋበአ ሰብዓ ሰብአ እምሸማጌ ሕዝብ፤ ወአቀመ ውክቱ በዙሪያ ደብተራ። እና እግዚአብሔር በደመና ወረደ፤ ወደ እርሱም ተናገረ፤ እና ከእርሱ በላይ ከነበረው መንፈስ ወስዶ በሰባው ሸማጌ ሰዎች ላይ አደረገ፤ መንፈሱም በእነርሱ ላይ ሲያርፍ ተነበዩ፤ ግን ደግሞ አልቀጠሉም። እና ሁለት ሰዎች በሰፈሩ ውስጥ ተተዉ፤ የአንዱ ስም ኤልዳድ እና የሁለተኛው ስም ሞዳድ፤ እና መንፈስ በእነርሱ ላይ አረፈ፤ እና እነዚህ ከተመዘገቡት ነበሩ፤ እና ወደ ድንኳኑ አልመጡም፤ እና በሰፈሩ ውስጥ ተነበዩ። እና ወጣቱ ሮጦ መጥቶ ለሙሴ ዘገበ እንዲህም አለ፤ ኤልዳድና ሜዳድ በሰፈሩ ውስጥ ይትነብያሉ። ወመለስ ኢየሱስ ወልደ ያዌ፤ ዘይቀውም ጎበ ሙሴ፤ ዘሳሩይ፤ ወይሴ፤ እግዚአኖ ሙሴ፤ ከልእ አሙንቱ። ወይሴ፤ ሙሴ፤ ሎቱ፤ አኮኑ፤ ትቀንኦ፤ ለአነ። ወመኑ፤ ይሁብ፤ ኩሎ፤ ሕዝብ፤

እግዚአብሔር፡ ነቢያተ፡ አመ፡ ደሁብ፡ እግዚአብሔር፡ መንፈሶ፡  
ለዕሌሆም፡፡ ወሄደ ሙሴ ወስተ ትዕይንት ውክቱ ወሊቃውንተ እስራኤል፡፡

ወመንፈስ ወጣ ከእግዚአብሔር፤ እና ድርግምን ከባሕር አመጣ  
ወደ ማዶ፤ እና ጣለ ላይ ሰፈሩ፤ መንገድ ቀን ከዚህ፤ እና መንገድ ቀን  
ከዚህ፤ ዙሪያ ሰፈሩ፤ እንደ ሁለት አንድምት ከምድር፡፡ ወተንሥኦ ሕዝብ  
ኩሎ ዕለተ ወኩሎ ሌሊተ ወኩሎ ዕለተ ዘሳኒታ ወጸበሩ ሰለዋ፤ ዘንኩስ  
ጸበረ ዐወርቱ መካይለ፤ ወአቀሩ ለርእሶሙ ቅሩራተ ዐውደ ትዕይንት፡፡  
ስጋው አሁንም በጥርሳቸው ውስጥ ሳለ ከመጥፋቱ በፊት፡  
እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ ተቈጣ፤ እና እግዚአብሔር ሕዝቡን በጣም  
ታላቅ መምታት መታው፡፡ እናም የዚያ ቦታ ስም መቃብራት የምኞት  
ተብሎ ተጠራ፡፡ ምክንያቱም እዚያ የተመኘውን ሕዝብ ቀበረ፡፡  
ከመቃብራት ምኞት ሕዝቡን ወደ አሴሮት አወጣ፤ እና ሕዝቡ በአሴሮት  
ሆነ፡፡

12

ወተናገረት ማርያም ወአሮን በሙሴ በእንተ ብእሲቱ ኢትዮጵያዊት  
እንተ ነሥኦ ሙሴ እስመ ብእሲተ ኢትዮጵያዊተ ነሥኦ፡፡ እና አሉ፤  
እግዚአብሔር ለሙሴ ብቻ አልተናገረም እንዴ፡ ለእኛም አልተናገረም  
እንዴ፡ እና እግዚአብሔር ሰማ፡፡ ወሰብእ፡ ሙሴ፡ ትሑት፡ ጥቀ፡ እምኩሉ፡  
ሰብእ፡ እለ፡ ሀለዉ፡ ላዕለ፡ ምድር፡፡ እና እግዚአብሔር ወዲያውኑ ወደ  
ሙሴ፡ አሮን እና ማርያም አለ፡ እናንተ ሦስቱ ወደ ምስክርነቱ ድንኳን  
ውጡ፡፡ ወወዱ ሦስቱ ውስተ ደብተራ መርጡል፤ ወወረደ እግዚአብሔር  
በዐምደ ደመና፤ ወቆመ ላዕለ ጥፋተ ደብተራ መርጡል፤ ወተጸውዑ  
አሮን ወማርያም፤ ወወዱ ክልኤሆሙ፡፡ ወደቤሎሙ፡ ስምዑ፡ ቃልዩ፡ አመ፡  
ደኩን፡ ነቢይክሙ፡ ለእግዚአብሔር፡ በራኦይ፡ ሎቱ፡ እትዌደይ፡  
ወበሕልም፡ እነግሮ፡ ሎቱ፡ አይደለም እንደዚህ ዘአገልጋዬ ሙሴ፤  
በሙሉ ቤቱ ታማኝ ነው፡፡ አፍ ለአፍ እናገራለሁ ከእርሱ ጋር፤ በመልክ፤ እና  
በእንቅስቃሴቸው አይደለም፤ እና የእግዚአብሔር ክብር አየ፤ እና ለምን  
አልፈራቸውም ከአገልጋዬ ሙሴ ጋር በተቃውሞ ለመናገር፤ እናም  
የእግዚአብሔር ቁጣና መቀጣት ላያቸው ወረደ፤ እና ሄደ፡፡ ወደመናሂ፡

ተለየት፡ እምድንኳን፡ ወናሁ፡ ማርያም፡ ለምጽት፡ ከሙብረድ። ወጎለየ፡  
አሮን፡ ላዕለ፡ ማርያም፡ ወናሁ፡ ለምጽት። እና አሮን ወደ ሙሴ እንዲህ አለ፤  
እለምንሃለሁ ጌታዬ፡ ኃጢአትን ላይነ አትጨምር፤ ምክንያቱም  
በአለማወቅ አድርገናል፤ ኃጢአት አድርገናል። አይሁን እንደ ሞት አኩል፤  
እንደ ውርጃ ከእናት እርግዝና የሚወጣ፤ እና ግማሽ ሥጋዎቿን ይበላል።  
እና ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እያለ፡ አምላክ ሆይ፡ እለምንሃለሁ፡  
እሷን ፈውስ። እና ግድታ ወደ ሙሴ አለ፤ አባቷ በፊቷ ቢተፋ ሰባት ቀናት  
አትዋረድምን? ሰባት ቀናት ከሰፈሩ ውጭ ትገለል፤ እና ከዚያ በኋላ  
ትገባ።

እና ማርያም ከሰፈሩ ውጭ ሰባት ቀናት ተለየች፤ እና ሕዝቡ  
ማርያም እስክትነጻ ድረስ አልተነሳም።

እናም ከዚህ በኋላ ሕዝቡ ከአሴሮት ተነሳ፤ እና በፋራን ምድረ በዳ  
ተጣበቁ።

13

ወተናገረ፡ እግዚአብሔር፡ ጎብኝ፡ ሙሴ፡ እንደገና፡ ደብረ፡ ፈኑ፡ ለከ፡ ሰብአ።  
ወደሰለኩ፡ መሬተ፡ ከናናውያን፡ እንተ፡ አነ፡ እሁብ፡ ለደቂቀ፡ አስራኤል፡  
ውስተ፡ ርስት፤ ብእሴ፡ አሐደ፡ በበ፡ ነገድ፡ በበ፡ ሕዝቦሙ፡ አበዊሆም፡  
ትፌኑ፡ ሎሙ፡ ኩሎሙ፡ መልአከ፡ እምነሆም።

እና ሙሴ ላካቸው እነርሱን ከምድረ በዳ ፋራን በእግዚአብሔር  
ድምፅ፡ ሁሉም እነዚህ ሰዎች የአስራኤል ልጆች መሪዎች ነበሩ። እና  
እነዚህ ስሞቻቱ የእነርሱ ናቸው፤ የሮቤል ነገድ፤ ሳሙኤል የዛኩር ልጅ።  
የስምዖን ነገድ፤ ሳፋጥ የሱሪ ልጅ። ለነገደ ይሁዳ፤ ካሌብ ወልደ  
ኢዮጌጌ። ከነገድ ደስሳኮር፤ ኢጋል ወልደ ዮሴፍ። የኤፍሬም ነገድ፤ አውሴ  
የናዌ ልጅ። ከቤንያም ነገድ፤ ፋልቲ የራፉ ልጅ። የዘቡሎን ነገድ፤  
ጉዲኤል የሱዲ ልጅ። ዘነገደ ዮሴፍ፤ ዘውሉደ ምናሴ፤ ጋዲ ወልደ ሱሲ።  
ለነገደ ዳን፤ አሚኤል ወልደ ግማሊ። ከነገድ አሴር፤ ሳቱር ልጅ ሚካኤል።  
ከነፍታሊ ነገድ፤ ናቢ የሳቢ ልጅ። ለነገድ ጋድ፤ ጉዲኤል ልጅ ማኪ። እነዚህ

ስሞቸ የሰዎቻቸው ናቸው፤ አነዚያን ሙሴ ላከ መሬቱን ለመሰልጠን፤ እና ሙሴ አውሴን የናዌ ልጅ ኢየሱስ ብሎ ሰየመው።

እና ሙሴ ላካቸው የከነዓንን ምድር ለመሰልጠን፤ እና ወደ እነርሱ አለ። በዚህ በረሃ ውጤት፤ እና ወደ ተራራው ትወጣላቸው፤ እናም ታያላቸው ምድሩን እንዴት እንደሆነች፤ እና ሕዝቡን በእሷ ላይ የሚቀመጠውን፤ ጠንካራ ነው ወይስ ደካማ፤ ጥቂት ናቸው ወይስ ብዙ። እና ምንድን ነው መሬቱ እነዚህ የሚቀመጡበት፤ ጥሩ ናት ወይስ ክፉ፤ እና እነዚህ የሚኖሩባቸው ከተሞቻቸው የተኞቹ ናቸው፤ በግንብ የተከበቡ ናቸው ወይስ ያልተከበቡ። እና መሬቱ ምንድን ነው፤ ወፍራም ወይስ ደካማ፤ ዛፎቹ በእሷ ይኖራሉ ወይስ አይኖሩም፤ እናም ጸንታቸው ከመሬቱ ፍሬዎቻቸው ተወስዳላቸው። እናም ቀናቱ የጸደይ ቀናት፤ የወይን ቀዳሚያቸው ነበሩ።

እና ከወጡ በኋላ ምድሩን ከሲን ምድረ በዳ አስከ ሮክብ ድረስ ተመለከቱ፤ ወደ ሐማት የሚገቡ። ወዐርግ፡ በከመ፡ ገዳም፡ ወሐሩ፡ አስከ፡ ሑብሮን፡ ወህዳ፡ አኪማን፡ ወሴሴሲ፡ ወቴላሚ፡ ትውልደ፡ ዔናክ፡ ወሑብሮን፡ ሰብዐ፡ ዓመታት፡ ተሐንጸ፡ ቅድመ፡ ታኒስ፡ ዘግብጸ። ወመጽኑ አስከ ሸለቆ ዘወይን፤ ወተመርመሩ ኪያሃ፤ ወቂጸሉ እምህየ ቅርንዕ ወአሐደ ዘወይን ላዕሌሁ፤ ወነሥእም በመሐምልት፤ ወእምነ ሮማናት፤ ወእምነ በለሳት። ወያንን፡ በታ፡ ሰየሙ፡ ሸለቆ፡ የወይን፡ ዘለባ፡ በአንተ፡ የወይን፡ ዘለባ፡ ዘቂረጹ፡ እምህየ፡ ደቂቀ፡ አስራኤል። ወተመልሱ፡ እምህየ፡ ዘርአዩ፡ ምድረ፡ በድሳረ፡ አርብዓ፡ መዋዕል።

እናም ሄደው ወደ ሙሴ እና አሮን እና ወደ ሁሉ የአስራኤል ልጆቻቸው ጉባኤ መጡ፤ ወደ ፋራን ቃዴሽ ምድረ በዳ፤ እና ለእነርሱ እና ለሁሉ ጉባኤ ቃል መለሱ፤ እና የምድራችን ፍሬ አሳዩ። እና አወረሰት እንዲሁም አሉት፤ መጣን ወደ ምድር ወደ እርስዎ ላኩን፤ ምድር የምትፈስስ ወተት እና ማር፤ እና ይህ ፍሬዎ ነው። ግን ደፋር ነው ሕዝቡ የሚኖረው በእሷ ላይ፤ እና ከተሞቹ ጠንካራ የተከበቡ በጣም ታላላቅ ናቸው፤ እና የዓናቅን ትውልድ አይተናል እዚያ። ወአማሌቅ ይኖራል በምድረ ደቡብ፤ ወኬጣዊ፤ ወኤዋዊ፤ ወኢዮቡሳዊ፤ ወአሞራዊ ይኖራሉ በተራራማ፤ ወከናናዊ ይኖራል በጎበ ባሕር፤ ወበጎበ ዮርዳኖስ ወንዝ። ወአሰከተ

ካሌብ ሕዝብ ወደሚሰሩ፤ ወይቤሎ፡ አኩ፡ ግን ዐርገ ንዕረግ፡ ወንወርስ ኪያሃ፡ እስመ ኃያላን ንክል ወኅቤሆም። እና ከእርሱ ጋር የደገሱት ሰዎች፤ አንደግም፡ ምክንያቱም ወደዚያ ሕዝብ ለመድገም አንቸል አንቸልም፡ ምክንያቱም ከእኛ በጣም ደበልጥ ጠንካራ ነው አሉ። ወአውጽኩ ደንጋጃ ዘምድር እንተ ተመዩጡ ኪያሃ ጎበደቁቀ አስራኤል እንዘ ይብሉ፡ ዘምድር እንተ ጎለፍኑ ኪያሃ ለምትዓት፡ ምድር እንተ ትበልዕ ለአለ ይነብሩ ላዕሌሃ ይክቲ፤ ወኩሉ ሕዝብ ዘርኢ ነው ስቲታ ሰብእ ልዑላን። እና እዚያ ሰይጣናትን አይተናል፤ በፊታቸው እንደ አንበጣዎች ነበርን፤ ግን እንደዚህም በፊታቸው ነበርን።

14

ወአንሥአት ኩሉ ጎብረ፡ ወሀበት ቃለ፡ ወበከየ ሕዝብ ኩሎ ሌሊተ ይክቲ። እና ሁሉ የአስራኤል ደቀ መዝሙር በሙሴ እና በአሮን ላይ ያማረሩ ነበሩ፤ እና ሁሉ ጉባኤ ወደ እነርሱ አሉ፤ እንዴት በግብጽ ምድር ሞትነበረ፤ ወይም በዚህ በምድረ በዳ ሞትነበረ፤ እና እግዚአብሔር ለምንት ወደዚህ ምድር ያስገባናል በውግያ ለመውደቅ? ሚስቶቻችን እና ልጆቻችን ወደ ዘመድ ይሆናሉ፤ አሁን እንግዲህ ወደ ግብጽ መመለስ ይሻላል። ወይቤሎ፡ አሐዱ፡ ለካልእ፡ ንሁብ፡ መልአከ፡ ወንግባእ፡ ውስተ፡ ግብጽ። ወወደቀ ሙሴ ወአሮን በገጾሙ ቅድመ ኩሉ ማሳበረ ደቁቀ አስራኤል።

ኢየሱስ ግን ወልደ ናዌ፤ እና ካሌብ ወልደ ኢዮፎኔ እለ ተስዐሱ ምድረ፤ ሰጠቁ አልባሲሆሙ። ወይቡ ወደ ኩሉ ጉባኤ ደቁቀ አስራኤል እንዘ ይብሉ፡ እንተ መሬት እንተ ተመርመርናሃ ጥይቅት ናት አጅግ አጅግ። እንደ ጌታ እኛን ይመርጠን፤ እኛን ወደዚህች ምድር ያስገባል፤ እና እሷን ለእኛ ይሰጣል፤ ምድር እንተ ወተትና ማር ፈሳሽ ናት። ግን ከእግዚአብሔር አመፀኞች አትሁኑ፡ እናንተም የምድሩን ሕዝብ አትፍሩ፤ ምክንያቱም እነርሱ ለእናንተ መብል ናቸው፤ ጊዜያቸው ከእነርሱ ርቅ ብሏልና፤ እግዚአብሔር ደግሞ ከእኛ ጋር ነው፤ እነርሱን አትፍሩ።

ወስመሩ፡ ኩሉ፡ ማሳበር፡ ከመ፡ ደውግርዎሙ፡ በእብን፡ ወስብሐተ፡ እግዚአብሔር፡ ተራእዮት፡ በደመና፡ ላዕለ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ለኩሉ፡ ደቁቀ፡ እስራኤል፡ ወደቤ እግዚአብሔር ጎበ ሙሴ፡ እስከ መካዜ ያስቆጣኒ ሕዝብ ዝንቱ፡ ወእስከ መካዜ ኢያሱም ሊተ ላዕለ ኩሉ ተአምራት እለ ገበርኩ ውስቴቶሙ፡ እነርሱን በሞት አመታቸዋለሁ፡ እና እጠፋቸዋለሁ፡ እና አንተንና የአባትህን ቤት ወደ ታላቅ ሕዝብ እሠራለሁ፡ እና ከዚህም በላይ ብዙ፡ ወደቤ ሙሴ ጎበ እግዚአብሔር፡ ወደሰምዕ ግብጽ እስመ አዕረግከ በጎደልከ ሕዝብ ዝንቱ እምኔሆሙ፡ ግን ሁሉም በዚህቸ ምድር ላይ የሚኖሩ ሰምተዋል፡ ምክንያቱም አንተ ጌታ በዚህ ህዝብ ውስጥ ነህ፡ አንተ ጌታ በአይን ለአይን ትታያለህ፡ እና የአንተ ደመና በእነርሱ ላይ ቆሟል፡ እና በደመና ምሰሶ በቀን እነርሱን ቀድመህ ትሄዳለህ፡ እና በእሳት ምሰሶ በሌሊት፡ እናም ይህን ህዝብ እንደ አንድ ሰው ታጠፋለህ፡ እና ስምህን የሰሙት አሕዛብ ሁሉ እንዲህ ይላሉ፡ ከዘኢደክል፡እግዚአብሔር፡ያበውአ፡ለዝንቱ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ ምድር፡እንተ፡መሐለ፡ሎሙ፡አውረዶሙ፡ውስተ፡ገዳም፡፡ እና አሁን ኃይልህ ይከበር እግዚአብሔር፡ በዚያ መንገድ እንደ አልከው እያልክ፡፡ እግዚአብሔር፡ ረዘነ፡ ምሕረት፡ ወብዙሳ፡ ምሕረት፡ ወአማን፡ ያሰወግድ፡ ዓመፀተ፡ ወበደለ፡ ወኃጢአተ፡ ወበንጽሕና፡ ኢያነጽሕ፡ ለወንጹሕ፡ ያስተርጉም፡ በደለ፡ አበው፡ ላይ፡ ውሉድ፡ እስከ፡ ሣልስት፡ ወራብዕት፡ ትውልድ፡፡ ደቅር በል ኃጢአተ ለዚህ ሕዝብ እንደ ታላቁ ምሕረትህ፡ እንደ ቸር ሆንክላቸው ከግብጽ እስከ አሁን፡፡

ወደቤ እግዚአብሔር ጎበ ሙሴ፡ ሰላማዊ ሎሙ አነ በከመ ቃልክ፡ ግን እኔ እኖራለሁ እና ስሜ እያለ፡ የእግዚአብሔር ክብር ምድሪቱን ሁሉ ይሞላል፡ ምክንያቱም ሁሉ ሰዎች የእኔን ክብር እና በግብጽ እና በበረሃ ያደረግሁቸውን ምልክቶች ያዩ፡ እና ይህን አስረኛ ጊዜ ሞከሩኝ፡ እና የእኔን ድምጽ አልሰሙም፡ በእርግጥ አይመለከቱም መራቱን፡ እኔ ለአባቶቻቸው የማለፍኩትን፡ ነገር ግን ልጆቻቸው እነዚያ እዚህ ከእኔ ጋር ያሉት፡ መልካምንና ክፉን የማያውቁት፡ ሁሉም ወጣት ልምድ የሌላቸው፡ እነዚህን መራቱን እሰጣለሁ፡ ሁሉም ግን እነዚያ ያስቆጡኝ፡ አይመለከቷትም፡ ግን ልጄ ካሌብ፡ ሌላ መንፈስ በእሱ ስለ ነበረ፡ እና እኔን ተከተለ፡ እሱን ወደዚያ ወደ ገባበት ምድር አማስገባለሁ፡ እና ዘሩ

እሷን ደወርሳል። እንበለ ግን አማሌቅ እና ከናናዊው በሸለቆው ደኖራሉ፤  
ነገ ተመለሱ እና ወደ በረሃው ውጡ እናንተ፤ የቀይ ባሕር መንገድ።

ወደቤ እግዚአብሔር ጎበ ሙሴ ወአሮን እንዘ፡ደብል። እስከ መቼ  
ማሳበረ እኩዩ ዛቲ፣ ዘ እሙንቱ ያንግግርግር ቅድመዩ፣ ግርግር ደቂቀ  
እስራኤል፣ ዘ ግርግር በእንቲአክሙ፣ ሰማዕኩ። አልኳቸው፣ እኔ  
እኖራለሁ፣ ደላል ጌታ፣ እውን በእርግጥ በምን መንገድ ወደ ጁሮዬ  
እንደተናገራቸው፣ እንደዚሁ አደርግላቸዋለሁ። በዚህ በምድረ በዳ  
አካላቸው ደወድቃሉ፣ እና ሁሉም ምልክታቸው፣ እና የተቆጠሩት ከሃያ  
ዓመት እና በላይ፣ ብዙዎቹ በላዬ አገረመረሙ። እንተ አንትሙ ትበውኩ  
ውስተ ምድር ዘዲቤሃ ዘርጋሕኩ እደየ ለመንበርክሙ ዲቤሃ፣ ዘእንበለ  
ካሌብ ወልደ ኢዮፌጌ፣ ወኢየሱስ ዘናዌ። እና እነዚያ ልጆቹ፣ በዘረፋ  
ደሆናሉ ብላቸው የተናገራቸውት፣ እነርሱን ወደ ምድሩ አማስገባለሁ፣ እና  
ደወርሳሉ ምድሩን፣ አንታቸው ከእርስዎ የዘራቸውትን። እናም  
አካላትክሙ ደወድቁ በዛቲ በምድረ በዳ። እነሆ ደግሞ ልጆቻቸው  
በምድረ በዳ አርባ ዓመታት እየተንከራተቱ ደሆናሉ፣ እናም የእናንተን  
ዝሙት ደሸከማሉ እስከ አካላቸው በምድረ በዳ እስኪጠፉ ድረስ።  
በአቁጽራ ዘመዋዕል ዘተመርመርክሙ ምድረ፣ አርብዓ መዋዕል፣ መዓልተ  
ዘዓመት፣ ትነሥኩ ጎጢአትክሙ አርብዓ ዓመት፣ ወታከምሩ መቀጽዕተ  
መርዓዊዩ። አነ እግዚአብሔር ተናገርኩ፣ እውን እንደዚህ አደርጋለሁ  
ለዚህ ክፉ መሰብሰቢያ፣ ለተሰበሰቡቸው ላይ እኔ፣ በዚህ ምድረ በዳ  
ደጠፋሉ፣ እና እነዚያ ደሞታሉ።

እና እነዚያ ሰዎች እነዚያ ሙሴ ምድሩን ለመሰልል ላከ፣ መጥተው  
ወደ ጉባኤው አገረመረሙ ስለ እሷ ክፉ ቃላትን ስለ ምድሩ ለማውጣት።  
እና ሞቱ እነዚያ ሰዎች እነዚያ ክፉን የተናገሩ በእርስ ምድር በመቅሠፍት  
በፊተ እግዚአብሔር። እና ኢየሱስ የናዌ ልጅ እና ካሌብ የኢየፎጌ ልጅ  
ከእነዚያ ሰዎች መካከል ኖሩ፣ እነዚያም መሬቱን ለመሰልል የሄዱ ነበሩ።  
እና ሙሴ እነዚህን ቃላት ለእስራኤል ልጆቹ ሁሉ ተናገረ፣ ሕዝቡም  
በጣም አዘነ።

እና በማለዳ ቀደም ብለው ተነስተው ወደ ተራራው ጫፍ ወጡ እንዲህ እያሉ፡ እነሆ፣ እኛ ወደ ቦታው እንወጣለን፣ እርሱ ያለው ጌታ፣ ምክንያቱም ኃጢአት ሰርተናል። ወደቤ ሙሴ፡ ለምንት አንትሙ ትበሰሩ ቃለ እግዚአብሔር፡ ኢይከውን ዕውቀ ለከሙ። አትውጡ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይደለምና፣ እናንተም በጠላቶቻችሁ ፊት ትወድቃላችሁ። ስለዚህ አማሌቅና ከነዓናዊው እዚያ ከፊታችሁ ናቸው፣ በሰይፍም ትወድቃላችሁ፤ ምክንያቱም ለጌታ ባለማዘዛችሁ ተመለሳችሁ፣ ጌታም ከእናንተ ጋር አይሆንም። እና አስገድደው ወደ ተራራው ጫፍ ወጡ፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሳጥን እና ሙሴ ከሰፈሩ አልተንቀሳቀሱም። ወወረደ አማሌቅ ወከናናዊ ዘይነብር በውስተ ውእቲ ተራራ ወመለሱ እሙንቱ ወቈረዱ እሙንቱ እስከ ሆርማ ወተመደጡ ውስተ ትዕይንት።

15

እና ጉድታ ለሙሴ እንዲህ አለው፡ ለእስራኤል ልጆቻ ተናገር። እና ወደ እነርሱ ትላለህ፡ መቼ ወደ የእናንተ መኖሪያ ምድር ትገቡ፡ ዘእኔ ለእናንተ እሰጣለሁ፣ ወትገብር መሥዋዕተ ለእግዚአብሔር፡ መሥዋዕተ ኩሉ ወደእቲ መሥዋዕት፡ ለታዕብይ ምሕላ፡ ወደእቲ በፈቃድ፡ ወደእቲ በበዓላቲከሙ ለትገብር ሌላ ጥዑመ ለእግዚአብሔር፡ እመሰ እምነ አብዕልት ወደእቲ እምነ አባግዕ። ወያመጣ ዘያቀርብ ስጦቲ ለእግዚአብሔር፡ መሥዋዕተ ስርናይ ዐሥራይ ዘኤፋ ዘተደባለቀ በቅብእ በርብዕ ዘከመ። እና ወደንን ወደ መጠጥ መስዋዕት አራተኛውን የሂን ታደርጋላችሁ በሙሉ ማቃጠያ መስዋዕት ላይ ወይም በመስዋዕቶቹ ላይ፤ ለአንድ በግ ደህን ያህል ታደርጋለህ፡ መባ የሆነ ጣፋጭ ሸታ ለእግዚአብሔር። ወለበግ፣ መቼ እንደምታደርጉት ወደ ሙሉ ማቃጠያ ወይም ወደ መሥዋዕት፣ ታደርጋላችሁ መሥዋዕት የጥሩ ዱቄት ሁለት አሥረኛዎቹ የተቀላቀለ በዘይት ሦስተኛው የእንዲሁ። ወወደነ፡ ለመስዋዕተ፡ሰቲ፡ሣልስተ፡ሂን፡ታበውኩ፡ለሌላ፡ሠናይ፡ለእግዚአብሔር።

ግን ከከብቶቹ ወደ መሥዋዕት ወይም ወደ መሥዋዕት ስለእትን ለማስፋፋት ወይም ወደ አድጋኖት ለእግዚአብሔር ብትሠሩ ወያመጣ

ላይ ዘጥጃ መስዋዕተ ዱቄት ሦስት አሥራት የተቀላቀለ በዘይት ግማሽ ዘኪዳነ። ወወይነ፡ውስተ፡መስዋዕተ፡ሰቲ፡ግማሹ፡ዘኪነ፡ቍርባን፡ሪሐ፡ ዘጥዑም፡ለእግዚአብሔር።

በዚህ ታዲርጋላህ ለአንድ ጥጃ፣ ወይም ለአንድ በግ፣ ወይም ለአንድ በግ ከበጎቸ ወይም ከፍየሎቸ። በእነዚያ ቁጥር መሠረት ከሆነ ታዲርግ፣ እንዲሁ ለአንዱ ታዲርጋላቸው፣ በእነርሱ ቁጥር መሠረት።

ኩሉ ፡ ዘ ፡ ውሉድ ፡ ምድር ፡ ይገብር ፡ ከማሁ ፡ ያመጽእ ፡ ከመዝ ፡ መባክ ፡ ውስተ ፡ ሪሐ ፡ ዘ ፡ ሠናይ ፡ ሪሐ ፡ ለ ፡ እግዚአብሔር ። ከሆነ ግን መጻተኛ በእናንተ ቢጨመር በምድራቸው፣ ወይም ዘይሆን በእናንተ በትውልዶቻቸው፣ እና ያደርግ መባ ሸታ መዓዛ ለእግዚአብሔር፣ በዘአይነት እናንተ ታዲርግ፣ እንዲሁ ማኅበር ያደርግ ለእግዚአብሔር።

አንድ ሕግ ለእናንተ እና ለእናንተ ዘንድ ለሚኖሩ መጻተኞቹ ይሆናል፣ ዘለዓለማዊ ሕግ ለትውልዶቻቸው፣ እናንተ እንዲሆናቸው መጻተኛውም የጌታ ፊት ይሆናል። ሕግ አንድ ይሆናል እና ደንብ አንድ ይሆናል ለእናንተ እና ለመጻተኛው ለሚኖረው በእናንተ መካከል።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብሰ። ለእስራኤል ልጆቹ ተናገር፣ እና ወደ እነርሱ ትላለህ፣ በምትገቡበት ጊዜ እናንተ ወደ ምድር፣ ወደ እኔ የማስገባቸው አዚያ። እና ይሆናል እናንተ ከምድሩ ዳቦዎቹ በምትበሉበት ጊዜ፣ ለጌታ መባረርና መለየት ታወጡ፣ የእናንተን ድልህ መጀመሪያ። ዳቦን እንደ መባ ትለዩት፣ እንደ መባ ከእህል ማረሻ ቦታ፣ እንዲሁ ትለዩት። የመጀመሪያ ፍሬዎቹ ከድልቃቸው ለጌታ መባ ትሰጣላቸው ወደ ትውልዶቻቸው።

ግን መቼም ስትበድሉ እና እግዚአብሔር ለሙሴ የተናገራቸውን እነዚህን ትእዛዛት ሁሉ ስታላደርጉ እንደ አዘዘ እግዚአብሔር ወደ እናንተ በሙሴ እጅ፣ ከዚያ ቀን የአዘዘ እግዚአብሔር ወደ እናንተ እና ከዚያ በላይ ወደ ትውልዶቻቸው፣ ወይም እንደሆነ ከአይኖቹ የጉባኤው ይሆን ባለማወቅ፣ ወትሰራ ሁሉ ጉባኤው ጥጃ አንድ

ከበረሃቸው ያለጉጅለት ወደማቃጠያ ወደሸታ ጣዕም ለጌታ፣ ወመስዋዕት የዚህ ወመስዋዕት መጠጥ የእርሱ እንደ ሥርዓቱ፣ ወፍጻል ከፍጻሎቹ አንድ ስለኅጢአት። ወያስተሰርደ ካህን በእንተ ኩሉ ማኅበረ ደቂቀ እስራኤል፣ ወደትኅዲግ ሎሙ፣ እስመ ዘእንበለ ምግባር ውእቱ። ወእሙንቱኒ አምጽኡ ሀብቶሙ መባክ ለእግዚአብሔር በእንተ ኅጢአቶሙ ቅድመ እግዚአብሔር፣ በእንተ ዘእንበለ ምግባርሙ። ወደትኅዲግ፣ ለኩሉ፣ ምኩራብ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣ ወለግድር፣ ዘይነብር፣ ኅቤክሙ፣ እስመ፣ ለኩሉ፣ ሕዝብ፣ ዘኢይፈቅድ።

ከሆነ አንድ ነፍስ ሳታውቅ ተበኗል፣ የአመት አንዲት ፍጻል ስለ ኃጢአት ያመጣል። ወያስተሰርደ ካህን በእንተ ነፍሱ ለዘአበሰ በዘይኦት ወአበሰ በዘይኦት ቅድመ እግዚአብሔር ለአስተሰርድ በእንቲአሁ። ለተወላጁ በእስራኤል ልጆቹ መካከል እና ለእነርሱ መካከል ለሚቆይ መጻተኛ አንድ ሕግ ይሆናል፣ ማንም ባለማወቅ የሚያደርግ።

ወነፍስ እንተ ተገብር በእድ ተዕቢት እምሁሉዳን ወአው እምመጻእት፣ ለእግዚአብሔር ዝንቱ ያስቆጥጥ፣ ትደመሰሰ ይኦት ነፍስ እምሕዝቡ። ስለዚህ የጌታን ቃል ንቆ እና ተአዛዛቱን ስለሰበረ፣ ያ ነፍስ በእርግጥ ተጠፋለች፣ ኃጢአቷ በእርሷ ነው።

የእስራኤል ደቂቀ በምድረ በዳ ነበሩ፣ እና በሰንበት መዓልት እንጨት እየሰበሰበ የነበረ ብእሴን አገኙ። ወአምጽአም እሙንቱ ዘረከብም እንደ ይጸብር ዕፀ በዕለተ ሰንበታት ኅበ ሙሴ ወአሮን፣ ወኅበ ኩሉ ምኩራብ ደቂቀ እስራኤል። እና አስቀመጡት ወደ ጥበቃ ቤት፣ ምክንያቱም ምን ማድረግ እንዳለባቸው አልወሰኑም። እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ያ ሰው በሞት ይሞት፣ ሁሉ ጉባኤው በድንጋይ ውረግሙት። እና አወጡት ሁሉ ጉባኤ ከሰፈሩ ውጪ፣ እና ወገሙት ሁሉ ጉባኤ በድንጋይ ከሰፈሩ ውጪ፣ እንደ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ።

ወአቤ፣ እግዚአብሔር፣ ኅበ፣ ሙሴ፣ እንደ፣ ደብል። ለእስራኤል ልጆቹ ተናገረ፣ እና ወደ እነርሱ ትላለህ፣ እና ለራሳቸው ጥምዝምዞቻን

በልብሰቻቸው ማዕዘናት ላይ ለትውልዳቸው ያድርጉ፣ እና በጥምዝምዘቹ ማዕዘናት ላይ ሰማያዊ ክር ትጥላላቸው። እናም በገመዶቹ ላይ ለእናንተ ይሆናል፣ እናም እነርሱን ታያላቸው፣ እናም የእግዚአብሔርን ትእዛዞች ሁሉ ታስታውሳላቸው፣ እናም እነርሱን ታደርጓቸዋላቸው፣ እናም ከአስተሳሰባቸው እና ከአይኖቻቸው ኋላ አትዘሩም፣ እነዚያም ከእነርሱ ኋላ ታመንዝራላቸው፣ እንዲሁም ትእዛዞቹን ሁሉ እንድታስታውሱ እና እንድታደርጉ። ወትሆኑ ቅዱሳን ለአምላክክሙ። እኔ እግዚአብሔር አምላክክሙ ዘከውፀእኩክሙ እምድረ ግብፅ፣ ለኩንክሙ አምላክክሙ፤ እኔ እግዚአብሔር አምላክክሙ።

16

ወተናገረ ቆሬ ወልደ ደስሐር፣ ወልደ ቃዓት፣ ወልደ ሌዊ፣ ወዳታን ወአቤሮን ደቂቀ ኤልያብ፣ ወኮን ወልደ ፋሌጥ፣ ወልደ ሮቤል። እናም በፊተ ሙሴ ተነሱ፤ ከአስራኤል ልጆች ሁለት መቶ ሃምሳ ሰዎች፣ የጉባኤ መሪዎች፣ ለምክር የተጠሩ እና ዝነኞች ሰዎች። ተሰብስበው በሙሴ እና በአሮን ላይ፣ እና አሉ፣ ደበቃቸው! ምክንያቱም ጉባኤው ሁሉ፣ ሁሉም ቅዱሳን ናቸው፣ እና ጌታ በእነርሱ መካከል ነው፣ እና ለምን በጌታ ጉባኤ ላይ ትነሳላቸው? ወሰሚዖ፣ ሙሴ፣ ወድቀ፣ ላዕለ፣ ገጹ። ወተናገረ ወደ ቆሬ ወወደ ኩሉ ማሳበሩ እንደ ደብል፣ ጎደገ ወአክመረ እግዚአብሔር እለ ሀለዉ ዚአሁ ወአለ ቅዱሳን፣ ወአቀረበ ወደ ርእሱ፣ ወአለ ጎረዳ ሎቱ አቀረበ ወደ ርእሱ። ደህን አድርጉ፣ ለራሳቸው እሳት መያዣዎቻን ውሰዱ ቆራህና መላው ጉባኤው፣ እና አድርጉ ላይ እነርሱ እሳት፣ እና አድርጉ ላይ እነርሱ ዕጣን በፊተ እግዚአብሔር ነገ፣ እና ይሆናል ሰው ዘመረጠ እግዚአብሔር፣ ውክቱ ቅዱስ፣ ደበቃ ለእናንተ ውሎድ ሌዊ። ወደቤ፣ ሙሴ፣ ጎብ፣ ቆሬ፣ ስምፀ-ኒ፣ ደቂቀ፣ ሌዊ። ደህ ለእናንተ ትንሽ አይደለምን፤ ምክንያቱም የአስራኤል እግዚአብሔር እናንተን ከአስራኤል ጉባኤ ለየ፣ እና እናንተን ወደ ራሱ አቀረበ የጌታን ድንኳን አገልግሎት ለማገልገል፣ እና የድንኳኑን ፊት ቆማቸው ላንተም ለማገልገል። ወአቀረበከ፣ ወኩሎሙ፣ አጎዊከ፣ ደቂቀ፣ ሌዊ፣ ምስሌከ፣ ወትፈቅዱኑ፣ ካህነተኒ።

እንግዲህ አንተና ሕዝብህ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር የተሰበሰባችሁ፤  
ኦሮን ደግሞ ማን ነው እንደ እርሱ ላይ እንደተገረምሩ?

እና ሙሴ ላከ ዳታንን እና ከቤሮንን የኤልያብ ልጆቹን ሊጠራ፤ እና  
አሉ፡ አንወጣም። አይደለም ትንሽ ይህ፤ ምክንያቱም አመጣህን ወደ  
ምድር የምትፈስስ ወተት እና ማር፤ ልትገድለን በምድር በዳ፤ ምክንያቱም  
ትገዛናለህ፤ መሪ ነህ፤ አንተስ ወተትና ማር የምትፈስስ ምድር ውስጥ  
አስገባሽን፤ የእርሻ ርስትና የወይን ተክሎችን ሰጠሽን? የእነዚያ ሰዎች  
ዓይኖቻቸው ላይ ነበር? አንሄድም። ወተሐዘነ፡ሙሴ፡በጣም፡ወአለ፡ኅብ፡  
እግዚአብሔር፡አይ፡ትመልከት፡ውስተ፡መሥዋዕቶሙ፡ምኞተ፡ዘአልቦ፡  
ዘሎሙ፡አይ፡ነሣእኩ፡ወአይ፡ጎዳእኩ፡አሐደ፡ዘሎሙ። ወአለ፡ ሙሴ፡ ወደ፡  
ቆራ፡ አቅድስ፡ ጉባኤከ፡ ወኩኑ፡ ዝግጁ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ አንተ፡  
ወኦሮን፡ ወእሙንቱ፡ ነገ። እና እያንዳንዱ የአሳት ማንቀያውን ይውሰዱ፤  
እና ዕጣንን በላያቸው ያስቀምጡ፤ እና እያንዳንዱ የአሳት ማንቀያውን  
በእግዚአብሔር ፊት ያቅርቡ፤ ሃምሳ እና ሁለት መቶ የአሳት  
ማንቀያዎች፤ እና አንተም ኦሮንም እያንዳንዱ የአሳት ማንቀያውን።

እና እያንዳንዱ የአሳት ማንቀያውን ወሰደ፤ እና ላይኸቸው  
አሳት አስቀመጡ፤ እና ላይኸቸው ዕጣን ጣሉ፤ እና ሙሴና ኦሮን  
በምስክርነቱ ድንኳን በሮቹ ዘንድ ቆሙ። እና ቆራ የእርሱን ሁሉንም  
ጉባኤ በምስክርነቱ ድንኳን በር ላይ በእነርሱ ላይ ሰበሰቡ፤ እና የጌታ ክብር  
ለሁሉም ጉባኤ ታየ። ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ ወለኦሮን እንዘ  
ይብል። ከዚህ ሰብሰቦ መካከል ተለያዩ ፤ እና በአንድ ጊዜ አጨርሳቸዋለሁ  
። ወወደቁ በፊታቸው ወይቤሉ፡ አምላክ፡ አምላክ ዘመናፍስት ወዘኩሉ  
ሥጋ፡ እመ አሐዱ ሰብእ አበሰ፡ ላይ ኩሉ ማኅበር መቅሠፍተ  
እግዚአብሔር። ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ።  
ለመጋባእቱ ተናገር እያልክ፡ ከቆራ መጋባእት በተሪያው ውጡ።

ወተንሥክ ሙሴ ወሐረ ኅብ ዳታን ወአቤሮን፤ ወሐረ ምስሌሁ ኩሉ  
አረጋዊያን እስራኤል። ወተናገረ ወይተ ማኅበር እንዘ ይብል፡ ተፈለዩ  
እምውስተ ክብርተ ሰብእ ጽኑዓን አሉ፡ ወኢትግሥሱ እምኩሉ ዘሀሎሙ፡  
ኢትተሐጎሉ ምስሌሆሙ በኩሉ ኅጢአቶሙ። እናም ከቆራ ድንኳን

ዙሪያ ተለዩ፤ ዳታንና ክብርንም ወጥተው በድንኳኖቻቸው በሮቶ ቆሙ፤ ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸውና ሸክሞቻቸውም።

ወደቤ፡ሙሴ፡በዝ፡ታከምሩ፡አስመ፡አግዚአብሔር፡ፈነወኒ፡ለግበር፡ ኩሎ፡ተግባራተ፡ዘንተ፡አስመ፡አኩ፡አምርአስዩ። ቢሆን እነዚህ እንደ ሁሉ ሰዎች ሞት ይሞቱ፤ ቢሆንም እንደ ሁሉ ሰዎች ምርመራ የእነርሱ ምርመራ ይሆን፤ ጌታ እኔን አልላከኝም። ግን በራዕይ እግዚአብሔር ያሳያል፤ እና መሬት አፍን ከፍታ እነርሱንና የእነርሱን ቤቶች፤ የእነርሱን ድንኳኖች፤ ሁሉንም ለእነርሱ ያለውን ትውጣላቸው፤ እና ሕያዋን ወደ ሲኦል ይወርዳሉ፤ እና ታውቃላቸው፤ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን አስቆጡ።

እንደ ግን ኖረ አያወራ ሁሉ እነዚህ ቃላት፤ ተሰበረቸ ምድር ከታቸቸው። ወተከሥተ መሬት፤ ወዋጠቶሙ፤ ወቤቶሙ፤ ወኩሎሙ ሰብአ አለ ሀለዉ ምስለ ቆሬ፤ ወእንስሳቶሙ። ወወረዱ፡አሙንቱ፡ወኩሎ፡ ዘሀሎ፡ሎሙ፡ሕያዋን፡ውስተ፡ሲኦል፡ወከደነቶሙ፡ምድር፡ወተሐጎሎ፡ እምነ፡ማአከለ፡ተዓዲን። ወኩሎ አስራኤል አለ በዙሪያሆሙ ጎዩ እምቃሎሙ፤ አስመ እንዘ ይብሉ፡ ኢትውዕዩነ መሬት። ወአሳት፡ወጣ፡ እምኅብ፡አግዚአብሔር፡ወበላዖሙ፡ለአለ፡ሃምሳ፡ወክልኤተ፡ምአት፡ሰብአ፡ አለ፡ያቀርቡ፡ዕጣነ።

ወደቤ፡አግዚአብሔር፡ኅብ፡ሙሴ፡ እና ወደ ኤልባዛር ወልደ አሮን ካህን፤ ውሰዱ እነዚያን የነሐስ መዓጸዶ ከእነዚያ የተቃጠሉ መካከል፤ እና ያንን እንግዳ አሳት አዚያ ዘርቱ፤ ስለዚህ አቀደሱ እነዚያን መዓጸዶ የእነዚያ ኃጢአተኞች በነፍሳታቸው። እና እነርሱን የተመቱ ሳህኖች አድርገው ለመሠዊያው ሸፋን፤ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ቀረቡ እና ተቀደሱ፤ እና ለአስራኤል ልጆች ምልክት ሆኑ። እና ወሰደ ኤልባዛር ወልደ አሮን ካህን መዓጸዶ ናሱ፤ ኩሎ ዘአምጽኩ አለ ተቃጥሎ፤ እና ወሰኩዎ ሸፋን ለመሠውያ። መታሰቢያ ለአስራኤል ልጆች፤ እንዲህ ማንም እንግዳ ማን ከአሮን ዘር አይደለም እጣንን በእግዚአብሔር ፊት

ለማኖር አደቀርብ፤ እና እንደ ቆራ እና የአርሱ ስብስብ አደሆን፤ እንደ እግዚአብሔር በሙሴ አጅ ለአርሱ እንደተናገረው።

ወአንገራገራ ደቂቀ አስራኤል በሳኒታ ላዕለ ሙሴ ወአሮን እንዘ ደብሉ፡ አንትሙ ቀተልክሙ ሕዝብ እግዚአብሔር። ወሆነ እንዲህ፡ ጉባኤው በሙሴና በአሮን ላይ በሚሰበሰቡበት ጊዜ፡ ወደ የምስክርነቱ ድንኳን ሮጡ፤ ደመናው ሸፈነው፤ እና የጌታ ክብር ታዩ። እና ሙሴና አሮን ወደ የምስክርነቱ ድንኳን ፊት ገቡ። ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ ወለአሮን እንዘ ደብል። ውጡ እምነ መካከለ ዛቲ ማኅበር ወአፈጽሞሙ በሐተ ጊዜ ወወደቁ ውስተ ገጽሙ። ወደቤ ሙሴ ኅብ አሮን፡ ንሣእ መዓጻደ ወአንብር ላዕሌሁ እሳተ እምውስተ መሥዋዕት፡ ወወድይ ላዕሌሁ ዕጣነ፡ ወአምጽእ ፍጡነ ውስተ ትዕይንት፡ ወአስተሰረይ በእንቲአሆም፡ እስመ ወፅኦ መንሱት እምገጸ እግዚአብሔር፡ ተግንጸፈ ለሰብሮሙ ለሕዝብ። ወነሣእ አሮን በከመ ተናገረ ሎቱ ሙሴ፡ ወሮጸ ውስተ ተጋባኢ፤ ወእምዘ ጀመረት ሕማም ውስተ ሕዝብ፤ ወወደዩ ዕጣነ ወአስተሰረዩ በእንተ ሕዝብ። ወቆመ፡ በመካከለ፡ ሙታን፡ ወሕያዋን፡ ወኅደገት፡ መቅሠፍት። ወሆኑ እለ ሙታን በምቅሠፍቱ አርባዕቱ ወወሠርቱ አሕዛብ ወሰብዐ ምእት ፡ ዘእንበለ እለ ሙታን በእንተ ቆራ ። ወተመልሰ አሮን ኅብ ሙሴ ውስተ ጥሳተ ደብተራ ዘመርጡል፤ ወኅደገ ሕማም።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ደብል። ተናገረ ለደቂቀ አስራኤል፡ እና ውስድ እምኔሆም በትር፤ በትር በአቤታዊ ቤቶቹ እምኩሎሙ መሳፍንቲሆም፡ በአቤታዊ ቤቶቻቸው፡ አሥራ ሁለት በትሮቹ፤ እና የእያንዳንዱን ስም ጻፍ በበትሩ ላይ። ወስመ፡አሮን፡ጽሐፍ፡ ላዕለ፡በትረ፡ሌዊ፡እስመ፡ይእቲ፡በትር፡አሐቲ፡ወበከመ፡ነገደ፡ቤተ፡ አበዊሆም፡ደሁቡ። እና ታስቀምጣቸዋለህ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ፤ ከምስክርነቱ ፊት ለፊት፤ በእነዚያ እዚያ ለአንተ አራሴን እገለጣለሁ። እና ደሆናል ሰው የምመርጠው፤ በትሩ ያበቅላል፤ እና እመስዳለሁ ከእኔ ማገረምረሙን የአስራኤል ልጆቹ፤ የሚያገረምሩትን ላንተ።

ወተናገረ ሙሴ ለደቂቀ አስራኤል፤ ወወሀብዎ ኩሎሙ  
መላእክቲሆሙ በትረ፡ ለመልአክ ለአሐዱ በትረ በመልአክ፡ በአብያተ  
አበዊሆሙ፡ ዐሥራ ወክልኤተ በትራተ፤ ወበትረ አሮን ማእከለ  
በትራቲሆሙ። እና አኖረ ሙሴ እነዚያን በትሮቸ በእግዚአብሔር ፊት  
በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ። እና በቀጣይ ቀን ሆነ፤ ሙሴና አሮን ወደ  
የምስክርነት ድንኳን ገቡ፤ እና እነሆ የአሮን በትር ለሌዊ ቤተ ቄጣረ፤ እና  
ቄጣሪ አወጣ፤ እና አበባ አበበ፤ እና ፍሬ ቄጣረ። ወአወጸ ሙሴ ኩሎን  
እላ በትራት እምገጸ እግዚአብሔር ኅበ ኩሎን ደቂቀ አስራኤል፤  
ወርኢዩ፤ ወነሥኩ ኩሎ እላ በትረ ዘሊቱ።

ወደቤ እግዚአብሔር ኅበ ሙሴ፡ አንበር በትረ አሮን በሙ ምስክር  
ለዕቀባ፡ ተአምር ለደቂቀ ዘኢያክምኑ፡ ወደላድግ ፖሎሎሙ እምኔዩ፡  
ወኢደመውቱ። ወአደረገ ሙሴ ወአሮን እንደ አዘዘ እግዚአብሔር  
ለሙሴ እንደዚያ አደረገ። ወደቤሎ፡ እሙንቱ፡ ደቂቀ፡ አስራኤል፡ ኅበ፡ ሙሴ፡  
እንዘ፡ ደብሎ፡ ናሁ፡ ተሐልቅነ፡ ተሐግልነ፡ ተሠረቅነ። ሁሉ የጌታን ድንኳን  
የሚነካ ደሞታል፤ እስከ መጨረሻ ድረስ እንሞታለንን?

18

ወደቤ እግዚአብሔር ኅበ አሮን እንዘ ደብል፡ አንተ ወደቂቀከ ወቤተ  
አቡከ ትነሥኩ ኅጢአተ ቅዱሳን፤ ወአንተ ወደቂቀከ ትነሥኩ ኅጢአተ  
ክህነትክሙ። እናም የአንተን ወንድሞቹ የሌዊን ነገድ የአባትህን ሕዝብ  
ወደ አራስህ አቅርብ፤ ከአንተ ጋር ይጨመሩ እና ያገልግሉህ፤ አንተና  
ከአንተ ጋር ያሉት ወንዶቹ ልጆቹህ የምስክርነቱ ድንኳን ፊት። እና  
ጠባቂዎቹህን ይጠብቃሉ፤ እና የድንኳኑን ጠባቂዎቹ። ግን ወደ  
ቅዱሳን መሣሪያዎቹ እና ወደ መሠዊያው አይቀርቡም፤ እና አይሞቱም  
እነዚህም እናንተም። ወደደመሩ ወደ አንተ፤ ወይጠብቁ ጠባቂዎቹን  
የምስክርነቱን ድንኳን በሁሉ አገልግሎቶቹ የድንኳኑ፤ ወባዕድ አይቀርብ  
ወደ አንተ። እናንተም የቅዱሳንን ጥበቃና የመሠዊያውን ጥበቃ  
ትጠብቁ፤ እንዲሁም በአስራኤል ልጆቹ ላይ ቁጣ አደኖርም። እና እኔ  
ወሰድኩ አጉክሙን ሌዋውያንን እምነ ማእከለ ደቂቀ አስራኤል ስጦታ  
ዘተውህበ ለእግዚአብሔር ለያገልግሉ አገልግሎተ ደብተራ ዘመስክር።

እና አንተ እና ወንዶቻህ ከአንተ ጋር የካህንነታቸሁን ትጠብቃላቸሁ፤ በሁሉ መንገድ የመሠዊያውን፤ እና ከመጋረጃው ውስጥ ያለውን፤ እና የካህንነታቸሁን አገልግሎቶቹ እንደ ስጦታ ታገለግላላቸሁ፤ እና የሚቀርበው ባዕድ ይሞታል።

ወተናገረ እግዚአብሔር ኅብ አሮን፡ ወናሁ አነ ወሀብኩ ለክሙ ዘሕገ ዘበኩራት እምኩሉ ዘተቀደሱ ሊተ እምውሉደ እስራኤል፤ ለከ ወሀብኩ ኪያሆሙ ውስተ ክብር፡ ወለውሉድከ ምስሌክ ሕገ ዘለዓለም። እና ይህ ይሁን ለእናንተ ከቅዱሳን ቅዱሳት መባያት፡ ከሁሉ ስጦታዎቻቸው፡ እና ከሁሉ መሥዋዕቶቻቸው፡ እና ከሁሉ በደላቸው፡ እና ከሁሉ ኃጢአቶቻቸው፡ ምን ያህል እንደሚመልሱ ለእኔ ከሁሉ ቅዱሳት፡ ለአንተ ይሆናል እና ለወንዶቻህ። በመቅደስ ዘመቅደሳት ትበልዑ አሙንቱ፤ ኩሉ ተባዕት ይበልፅ አሙንቱ፤ አንተ ወደቀቅክ፤ ቅዱሳት ይከውን ለክ።

ይህም ለእናንተ ይሆናል የመጀመሪያ ፍሬዎቹ የእነርሱ ስጦታዎቹ፤ ከሁሉም የእስራኤል ልጆች መባያዎቹ፤ ለአንተ ሰጥቼአለሁ እነርሱን እና ለወንዶቻህ እና ለሴቶቻህ ከአንተ ጋር፤ ዘላለማዊ ሕግ፤ ሁሉም ንጹህ በቤትህ ይበላቸዋል።

ሁሉ የመጀመሪያ ፍሬ የዘይት፡ እና ሁሉ የመጀመሪያ ፍሬ የወይን፤ የእህል የመጀመሪያ ፍሬ የእነርሱ፤ ምን ያህል ቢሰጡ ለጌታ፤ ለአንተ ሰጥቼአለሁ እነርሱን። የመጀመሪያ ፍሬዎቹ ሁሉ በመራታቸው ያሉ፤ ለጌታ የሚያመጡት ሁሉ፤ ለአንተ ይሆናል። በቤትህ ያለ ንጹህ ሁሉ እነርሱን ይበላል።

ሁሉ የተወደደ በእስራኤል ልጆች ለአንተ ይሆናል። ወኩሉ ዘደፊትሕ ማኅፀን እምኩሉ ሥጋ ዘደቀርቡ ለእግዚአብሔር እምሰብእ እስከ እንስሳ ለከ ይኩን፤ ወባሕቱ በቤዛ ይቤዛው ዘበኩረ ሰብእ፤ ወዘበኩረ እንስሳ ዘርኩሳን ትቤዝዎሙ። ወቤዛው ከወር ዕድሜ ጀምሮ ፣ ዋጋው አምስት ሲቅል ነው ፣ በቅዱስ ሲቅል መሠረት ሃያ ኦበል ናቸው ። ነገር ግን የመጀመሪያ ልደት ጥጃዎቹ እና የመጀመሪያ ልደት በጎቶ፤ እና የመጀመሪያ ልደት ፍየሎቹ ከትቤዝም፤ ቅዱስ ናቸው፤ እና ደማቸውን

በመሠዋዎያው ላይ ታፈሰሳለህ፤ እና ስብን ታቀርባለህ መባ ለመዓዛ ሸታ ለእግዚአብሔር።

እና ሥጋው ይሆንልህ፤ እንደ ጡት የመወዛወዝ መባ እና እንደ ቀኝ ክንድ ይሆንልህ። ኩሉ መባ ዘቅዱሳን፤ ኩሉ እመ ያስተሣልሉ ደቂቀ እስራኤል ለእግዚአብሔር፤ ወሀብኩክ ለክ ወለደቂቀክ ወለአዋልዲክ ምስሌክ፤ ሕገ ዘለዓለም። ኪዳነ ጼው ዘለዓለም ውክቱ ቅድመ እግዚአብሔር፤ ለክ ወለዘርክክ ምስሌክ።

ወተናገረ እግዚአብሔር ወደ ኦሮን፤ በምድራቸው አትወርስም፤ ድርሻም በመካከላቸው አይኖርህም፤ ምክንያቱም እኔ ድርሻህ ነኝ ወርስትህም በመካከለ የእስራኤል ልጆቻ።

እና ለሌዊ ልጆቻ እነሆ በእስራኤል ውስጥ ያለውን ሁሉንም አስረኛ በርስት ሰጥቻቸዋለሁ፤ በምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ የሚያገለግሉትን አገልግሎታቸውን ምትክ። ወአይ ይቀርቡ ደግሞ ደቂቀ እስራኤል ውስተ ደብተራ መርጡል ለመውሰድ ኅጢአተ ሞት። እና ሌዊው እርሱ ራሱ የምስክርነቱን ድንኳን አገልግሎት ያገለግላል፤ እና እነርሱ የራሳቸውን ኃጢአቶቻ ይወስዳሉ፤ ለትውልዶቻቸው የዘለዓለም ሕግ፤ እና በእስራኤል ልጆቻ መካከል ርስትን አይወርሱም። ስለዚህ የእስራኤል ልጆቻ አስረኛ ክፍል ምን ያህል ቢሆን ለጌታ ቢለዩ፤ መባ ለሌዊውያን በርስት ሰጥቻቸዋለሁ። በዚህ ምክንያት ላቸው አልኳቸው፤ በእስራኤል ልጆቻ መካከል ርስትን አይወርሱም።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ ብሎ። እናም ለሌዊውያን ትናገራለህ፤ እናም ወደ እነርሱ ትላለህ፤ ከእስራኤል ልጆቻ ዐሥራተን ከተቀበላችሁ፤ የሰጠሁላችሁን ከእነርሱ በርስት፤ እናንተም ከእሱ መባን ለእግዚአብሔር ትለዩ፤ ዐሥራተን ከዐሥራተው። እናም የእናንተ መዋጮዎቻ ለእናንተ ደቆጠራል እንደ እህል ከመድረሻ ቦታ፤ እና መዋጮ ከየወይን ማፍሻ። እንደዚህ ታወጡ እነርሱን እናንተም ከሁሉ የእግዚአብሔር መባዎቻ ከሁሉ ዐሥራታቶቻችሁ፤ ምን ያህል ከደቂቀ እስራኤል ብትቀበሉ፤ እና ትሰጡ ከእነርሱ መባን ለእግዚአብሔር ለአሮን

ለካህኑ። ከሁሉ ስጦታዎቻቸው ለጌታ መባረክ ትወስዱ። ወይም ከሁሉ የመጀመሪያ ፍሬዎቹ የተቀደሰውን ከእርሱ። ወትብል ወደ እነርሱ። መቼም ትወስዱ የመጀመሪያውን ፍሬ ከእርሱ። ደሰላል ለሌዋውያን እንደ ውጤት ከእርሻ ማረሻ ቦታ። ወእንደ ውጤት ከወይን ማፍሻ። እናንተና የእናንተ ቤተሰቦች በማንኛውም ቦታ ይብሉት። ምክንያቱም ይህ የምስክርነቱ ድንኳን ውስጥ ባላቸውት አገልግሎት ምትክ የእናንተ ደመወዝ ነው። እናም በእሱ ምክንያት ኃጢአትን አትቀበሉም። ምክንያቱም የመጀመሪያ ፍሬዎቹን ከእሱ ስታወጡ። እና የእስራኤል ልጆች ቅዱሳንን አትረከሱም። እንዳትሞቱ።

19

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እና አሮን እያለ። ይህ የሕግ ትእዛዝ፣ እግዚአብሔር ያዘዘው፣ እያለ፣ ለእስራኤል ልጆች ተናገረ፣ እና ወደ አንተ ቀይ ላም ያልተበከለሽ ይውሰዱ። እሷ በውስጧ ጉድለት የሌላት፣ እና በላዩ ቀንበር ያልተጣለባት። እና ወደ ካህኑ ኤልዓዛር ትሰጣት፣ እና ከሰፈሩ ወጪ ወደ ንጹህ ቦታ ያወጡአት፣ እና በፊቱ ይሰውጡአት። እና ኤልዓዛር ከደሟ ይወስዳል፣ እና ከደሟ በምስክር ድንኳን ፊት ለፊት ሰባት ጊዜ ይነዝራል። ወያዎሎ እሷን በፊቱ፣ ወቆዳዎ ወሥጋዎ ወደማዎ ከፍግዎ ጋር ይቃጠል። እና ካህኑ የአርዘ እንጨት እና ሶፍ እና ቀይ ይወስዳል፣ እና ወደ ጥጃዎ ማቃጠያ መካከል ይጥላሉ።

እና ካህኑ አልባሳቱን ያጥባል፣ እና ሰውነቱን በውሃ ይታጠባል፣ እና ከዚህ በኋላ ወደ ሰፈሩ ይገባል፣ እና ካህኑ እስከ ምሽት ድረስ ርኩስ ይሆናል። እናም እሱ ያቃጥላታል የሚለው ልብሱን ይላጽብ፣ ሥጋውንም ይታጠብ፣ እስከ ምሽት ድረስም ርኩስ ይሆናል። ወይሰብስብ፣ሰብእ፣ ንጹሕ፣አመደ፣ላም፣ወያነብር፣አፍኦ፣አምትዕይንት፣ውስተ፣መካን፣ንጹሕ፣ ወይከውን፣ለማሳበረ፣ደቂቀ፣እስራኤል፣ለዕቀባ፣ማዩ፣ርሰሱ፣ንጽሕና፣ ውኦቱ። እና ዘያሰባስብ አመደ ላም ይላጽብ አልባሲሁ፣ ወርኩስ ይኩን እስከ ምሴት። ወይኩን ለደቂቀ እስራኤል ወለመዳእት ዘይነብሩ ሕግ ዘለዓለም።

ዘይነካ ለሞተ ኩሉ ነፍሰ ሰብኸ፣ ርኩስ ደከውን ሰብዐ መዋዕል። ይህ በሣልስቱ ቀን እና በሳብዕቱ ቀን ይነጻል፣ እና ንጹሕ ይሆናል። እንተ ግን በሣልስቱ ቀን እና በሳብዕቱ ቀን አይነጻል፣ ንጹሕ አይሆንም። ኩሉ ዘይትመሰስ ለዘሞተ እምነፍስ ሰብኸ፣ እመ ደመውት፣ ወኢያነጽሕ፣ ለደብተራ እግዚአብሔር አረከሰ፣ ትትጎጸፍ ይኔቲ ነፍስ እምእስራኤል፣ እስመ ማዖ ርሱስ ኢተነዝጎ ላዕሌሁ፣ ርኩስ ውኔቱ፣ ዓዲ ርኩሱ ውስቴቱ ውኔቱ። ወይህ ሕግ ነው፣ ሰው በቤት ውስጥ ቢሞት፣ ወደ ቤቱ የሚገባው ሁሉ፣ እና በቤቱ ውስጥ ያለው ሁሉ፣ ለሰባት ቀናት ርኩስ ይሆናል። ወኩሉ፣ ማዕከላ፣ ክፍት፣ ዘኢኮነ፣ ማሰራ፣ ተሣረ፣ ላዕሌሁ፣ ርኩስ፣ ውኔቱ። ወኩሉ፣ ዘይትዐገስ፣ ዲብ፣ ገጽ፣ ገዳም፣ ቁሱለ፣ ወሙይተ፣ ወዐጽመ፣ ሰብካዊ፣ ወመቃብረ፣ ሰብዐ፣ መዋዕለ፣ ርኩስ፣ ደከውን።

ወደወስዱ ለርኩስ ከአመድ የተቃጠለ የመንጻት፣ ወይፈስሱ ላዕሌሁ ማዖ ሕያው ውስተ ማእከል። እና ዘሱፍን ደወስዳል፣ ንጹህ ሰው በውኃ ውስጥ ያጠምቃል፣ በቤቱ ላይ፣ በዕቃዎቹ ላይ፣ እዚያ በሚገኙ ነፍሳት ላይ፣ በሰው አጥንት የተነካ ላይ፣ በተቆሰለ ላይ፣ በሞተ ላይ፣ ወይም በመቃብር ላይ ይርጫል። ወይነዝጎ እንጹሕ ላዕለ እርኩስ በመዓልት ሣልስት ወበመዓልት ሳብዕት፣ ወይነጻሕ በመዓልት ሳብዕት፣ ወይጎጸብ አልባሲሁ፣ ወይትጎጸብ በማይ፣ ወርኩስ ደከውን እስከ ምሴት። ወሰው፣ ዘቦቱ፣ ደረከሰ፣ ወኢይነጻሕ፣ ትሰረይ፣ ይኔቲ፣ ነፍስ፣ እምማእከላ፣ ተዓዲን፣ እስመ፣ ቅዱሳተ፣ እግዚአብሔር፣ አረከሰ፣ እስመ፣ ማዖ፣ ርሱስ፣ ኢተነዝጎ፣ ላዕሌሁ፣ ርኩስ፣ ውኔቱ። ወይሆን፣ ለእናንተ፣ ሕግ፣ ዘለዓለም፣ ወዘይነዝጎ፣ ማዖ፣ ርሕጻት፣ ይጎጸብ፣ አልባሲሁ፣ ወዘይነሥኦ፣ ማዖ፣ ርሕጻት፣ ርኩስ፣ ይሆን፣ እስከ፣ ሰርክ። እናም ርኩሱ የሚነካው ሁሉ ርኩስ ይሆናል፣ እናም የምትነካው ነፍስ እስከ ምሽት ድረስ ርኩስ ትሆናለች።

ወመጡ የእስራኤል ልጆች፣ ሁሉ ሳብረተ ክርስቲያን፣ ወደ ምድረ በዳ ሲን በመጀመሪያው ወር፣ ወሕዝቡ በቃዴሽ ቆመ፣ ወማርያም እዚያ ሞተች፣ ወእዚያ ተቀበረች። ወአልነበረ፣ ማይ፣ ለጉባኤ፣ ወተጋብሎ፣ ላዕለ፣ ሙሴ፣ ወኦሮን። ወተጻፃፈ ሕዝብ ወደ ሙሴ እንዲህ እያሉ፣ ቢሆን

እንደሞትን በጥፋት ወንድሞቻችን በፊት እግዚአብሔር። እና ለምንድን ነው የጌታን ጉባኤ ወደዚህ ምድረ በዳ ያመጣችሁት እኛንና የእኛን እንስሳት ለመግደል፤ እናም ለምንድን ነው ይህ? አመጣችሁን እኛን ከግብጽ፣ ወደዚህ ክፉ ቦታ ለመምጣት፣ ቦታ የማይዘራበት፣ በለሶችም የሉም፣ ወይኖችም የሉም፣ ሮማኖችም የሉም፣ ለመጠጣትም ውሃ የለም።

ወመጽአ ሙሴ ወአሮን እምገጸ ማሳበሩ ጎበ ጥላተ ደብተራ ዘመርጡል፤ ወወደቋ በገጸሙ፤ ወተራእዩ ስብሐተ እግዚአብሔር ጎቤሆም። ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ይብል። መንጋህን ውሰድ፤ አንተና ወንድምህ አሮን ጉባኤውን ሰብስቡ፣ በፊታቸው ድንጋዩን ተናገሩ፤ ውሆቹን ይሰጣል፤ ከድንጋዩ ውሃ ታወጡላቸዋለህ፤ ጉባኤውንና እንስሳቶቻቸውን ታጠጣላችሁ። ወነሥክ፡ሙሴ፡መጥባሕተ፡እንተ፡ ቅድመ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡አዘዘ፡እግዚአብሔር። እና ሙሴና አሮን ስብሰባውን በዓለቱ ፊት አሰባሰቡ፤ እና ወደ እነርሱ አለ፡ ስሙኝ ኮ የማይታዘዙ፤ ከዚህ ዓለት ውሃ ለእናንተ አናወጣም እንዴ? እና ሙሴ እጁን ከፍ አድርጎ ድንጉሉን በበትሩ ሁለት ጊዜ መታው፤ እና ብዙ ውሃ ወጣ፤ እና ጉባኤው ጠጣ፤ እንዲሁም እንስሳቶቻቸው። ወይቤ እግዚአብሔር ጎበ ሙሴ ወአሮን፡ እስመ ኢኦመንክሙ ለቀደስ ሊተ ቦቱ ውሉደ እስራኤል፡ በእንተ ዝንቱ ኢታበውኩ አንትሙ ተዓደንተ ዛቲ ውስተ ምድር እንተ ወሀብክዎሙ ሎሙ። ይህ የክርክር ውሃ ነው፤ ምክንያቱም የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ተሳደቡ፤ እና በእነርሱ ተቀደሱ።

ወላከ፡ ሙሴ፡ መልአክተ፡ እምነ፡ ቃዴስ፡ ጎበ፡ ንጉሠ፡ ኤዶም፡ እንዘ፡ ይብል፡ ወወረዳ አበዋችን ውስተ ግብጽ፤ ወነበርነ በግብጽ መዋዕለ ብዙኃ፤ ወአሰቃዩነ ግብጽውያን ወአበዋችን። እና ወደ ጌታ ጮህን፤ ጌታም የእኛን ድምፅ ሰማ፤ መልአክም ልኮ ከግብፅ አወጣን፤ አሁንም በቃዴሽ ከተማ በአንተ ድንበር ክፍል ውስጥ ነን። በመሬትህ እናልፋለን፤ በእርሻዎች አናልፍም፤ ወይም በወይን ተክሎች አናልፍም፤ ወይም ከጉድጓድህ ውሃ አንጠጣም፤ በንጉሣዊ መንገድ እንሄዳለን፤ ወደ ቀኝ አንዘርም ወይም ወደ ግራ፤ ድንበሮችህን አስክናልፍ ድረስ። ወይቤሎ

ኤዶም አይትሐልፍ በአንቴየ ወስመሰ አኮ በውግእ አወጽኦ  
ለተቃብሎትከ። እና የአስራኤል ልጆች ለእርሱ ይላሉ፤ ከተራራው  
እናልፋለን፤ አንተ ግን የአንተን ውሃ እንጠጣ እኔም እንሰሳቸዋለን። ክብር  
እሰጥሃለሁ፤ ግን ጉዳዩ ምንም አይደለም፤ ከተራራው እናልፋለን። ግን  
እርሱ አለ። በእኔ አይሻገረም፤ እና ኤዶም ወጣ ለመገናኘት ከእርሱ ጋር  
በከባድ ሕዝብ እና በጠንካራ አጅ። እና ኤዶም ለአስራኤል በድንበሮቹ  
እንዲያልፍ ለመስጠት አልፏል። እና አስራኤል ከእርሱ ዞረ።  
ወተነሥኩ፤ እምነ፡ ቃዴስ፡ ወመጽኑ፡ ደቂቀ፡ አስራኤል፡ ኩሉ፡ ማሳበር፡ ውስተ፡  
ደብረ፡ ሆር።

ወይቤ እግዚአብሔር ኅበ ሙሴ ወአሮን በሆር ተራራ ዲበ ድንገተ  
ምድረ ኤዶም እንዘ ደብል። ይታከል አሮን ወደ ሕዝቡ፤ ምክንያቱም  
አትገቡ ወደ ምድሩ ዘሰጠሁ ለልጆች አስራኤል፤ ስለዚህ አስቆጣቸሁኝ  
በውሃ ስድብ ላይ። ውስድ ዘአሮን ወኤልዓዘር ወልዶ ወአዕሮግ ሎሙ  
ውስተ ደብረ ሆር በቅድመ ኩሉ ማሳበር። እና የአሮንን ልብሱን  
አውልቅ፤ እና የልጁን ኤልዓዘርን አልብስ፤ እና አሮን ተጨምሮ እዚያ  
ይሙት። ወገበረ ሙሴ በከመ አዘዘ እግዚአብሔር ሎቱ፤ ወአዕረጎ ኪያሁ  
ውስተ ሆር ደብረ በቅድመ ኩሉ ማሳበር። እና አወለቀ ለአሮን አልባሲሁ፤  
ወአልበሰ ሎሙ ለኤልዓዘር ወልዶ፤ ወሞተ አሮን ላዕለ ርእሰ ደብረ፤  
ወወረደ ሙሴ ወኤልዓዘር እምደብረ። ወርአየ ኩሉ ዘመጽኦ ኅብረ ከመ  
ሞተ አሮን፤ ወበከዩ ለአሮን ሠላሳ መዋዕለ ኩሉ ቤተ አስራኤል።

21

ወሰምዐ ንጉሠ ከናኔ አራድ ዘይነብር በምድረ በዳ ከመ መጽኦ  
አስራኤል በመንገድ ከታራን፤ ወተቃተሎሙ ለአስራኤል፤ ወነሥኦ  
እምነሆም ምርኮ። እና አስራኤል ለእግዚአብሔር ስአለተ ጸለየ እንዘ  
ይብል፡ ለእመ ዘንተ ሕዝበ በአዴየ ታግብኦ፡ አጠፍኦሙ ወሀገሪሆሙኒ  
በምሉኦ ። እና እግዚአብሔር የአስራኤልን ድምፅ ሰማ፤ እና ከነዓናዊውን  
በአጁ ስር አስረከበ፤ እና አሱንና ከተሞቹን አጠፋ፤ እና የዚያን ቦታ ስም  
ሆርማ ብለው ጠሩ።

እና ከሆር ተራራ ከወጡ በኋላ፣ ወደ ቀይ ባህር መንገድ ላይ የኤዶምን ምድር ዞሩ፣ እና ህዝቡ በመንገዱ ላይ ተስፋ ቆረጠ። እና ሕዝቡ ወደ አምላክ እና በሙሴ ላይ ተናገረ እያለ፡ ለምን ይህን አደረግህ? እኛን ከግብፅ አወጣህ በምድረ በዳ ለመግደል? ምክንያቱም እንጂራ የለም፣ ውሃም የለም፣ ነፍሳችን ግን በዚህ በከንቱ እንጂራ ሰለቸች። እና እግዚአብሔር ወደ ሕዝቡ ገዳይ እባቦችን ላከ፣ እና ሕዝቡን ነደፉ፣ እና ከእስራኤል ልጆች ብዙ ሕዝብ ሞተ። እናም ሕዝቡ ወደ ሙሴ መጥቶ እንዲህ ይላሉ ነበር፡ ኃጢአት አድርገናል፤ በእግዚአብሔር ላይ እና በአንተ ላይ ተናገረናል፤ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ፤ እና እባቡን ከእኛ ያስወግድ። እና ሙሴ ስለ ሕዝቡ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ አለ፡ ለራስህ እባብ ስራ፣ እና በምልክት ላይ አድርገው፣ እና ይሆናል፣ እንደ እባብ ሰውን ነከሰው፣ የተነከሰው ሁሉ ሲያየው ይኖራል። ወገብረ ሙሴ እባ ናሕሰ፤ ወአቀሞ ላዕለ ምልክት፤ ወኮነ ሰባ ነከሰ እባ ብእሴ፣ ወነጸረ ላዕለ እባ ናሕሰ፣ ወሐዳው።

ወተነሥኩ፡-ደቂቀ፡እስራኤል፡ወጎደሩ፡በኦቦት። እናም ከኦቦት ከነሱ፣ በማዶ ባለው በምድረ በዳ በአካልጋይ ተጣበቁ፣ እርሱም በሞክብ ገጽ በፀሐይ መንገል ምሥራቅ ነው። ወእምህየ ተለዩ ወጎደሩ ውስተ ሸለቆ ዛሬድ። ወእምህየ፡ተሰጥሖም፡ጎደሩ፡ውስተ፡ማዕዶተ፡አርኖን፡በምድረ፡ በዳ፡ዘይወጽእ፡እምድንበረ፡አሞራውያን፡እስመ፡አርኖን፡ድንበረ፡ሞክብ፡ ማእከለ፡ሞክብ፡ወማእከለ፡አሞራዊ። በዚህ ምክንያት በመጽሐፍ ይነገራል፡ የጌታ ጦርነት ዘሃብን አቃጠለ እና የአርኖንን ፈሳሾች። ወእሙንቱ፡ ዐዋልድ፡ አቀመ፡ ለአንበረ፡ ዔር፡ ወይውሰክ፡ ለእሙንቱ፡ አድባር፡ ሞክብ።

እናም ከዚያ ውኃ ጉድጓድ፣ ይህ ውኃ ጉድጓድ ዘእግዚአብሔር ክለው ለሙሴ፡ ሕዝቡን ሰብስብ፣ እናም እሰጣቸዋለሁ ውኃ ለመጠጣት። ከዚያ እስራኤል ይህን ዘፈን በጉድጓዱ ላይ ዘመረ፤ ለእርሱ ጉድጓድ ጁምሩ። መሳፍንት ቆፈሩት፣ የሕዝቦች ነገስታት በመንግሥታቸው ቀጠሩት፣ በመግዛታቸው። እና ከጉድጓድ ወደ ማንታናኤን፣ እና ከማንታናኤን ወደ ናአሊኤል፣ እና ከናአሊኤል ወደ

ባሞት፣ እና ከባሞት ወደ ኢያሲን፣ እኪያ በሞክብ ሜዳ ውስጥ ትገኛለች፣  
ከተቆረጠው ጫፍ፣ ወደ በረሃው ፊት የሚመለከት።

ወለአከ፡ ሙሴ፡ ሸማግሌያተ፡ ታቦ፡ ሲሆን፡ ንጉሠ፡ አሞራውያን፡  
በቃላት፡ ሰላማውያን፡ እንዘ፡ ይብል። በምድርሀ እናልፋለን፤ በመንገዱ  
እንሄዳለን፤ ወደ ሜዳም ሆነ ወደ የወይን ቦታ አንዘርም። አይ እንጠጣ  
ውሃ ከጉድጓድህ፤ በንጉሣዊ መንገድ እንሄዳለን፤ እስከ ድንበሮቻህን  
እናልፍ። ወአልሰጠ ሲሆን ለእስራኤል ለማለፍ በውስጠ ድንበሮቹ፤  
ወአሰባሰበ ሲሆን ኩሎ ሕዝቡ፤ ወወጣ ለመዋጋ ለእስራኤል ውስተ  
ምድረ በዳ፤ ወመጣ ውስተ ያሳ፤ ወተሰለፈ ለእስራኤል። ወመቶ፡  
እስራኤል፡በቅተለተ፡ሰይፍ፡ወተወልዮ፡ምድሮ፡አምኦርኖን፡እስከ፡ያበቅ፡  
እስከ፡ደቂቀ፡አሞን፡እስመ፡ያዜር፡ደወል፡ደቂቀ፡አሞን፡ውአቱ። እና  
እስራኤል እነዚህን ሁሉ ከተሞቹ ወሰደ፤ እና እስራኤል በአሞራውያን  
ሁሉ ከተሞቹ፣ በሔሰቦን እና በዚህ ድንበር ባሉ ሁሉ ከተሞቹ ኖረ።  
ሔሴቦን የአሞራውያን ንጉሥ ሲሆን ከተማ ነው፤ እና ይህ ቀደም ብሎ  
የሞክብ ንጉሥን ተዋግቶ ሁሉንም የእርሱን ምድር ከአሮኤር እስከ  
አርኖን ወሰዱ። በዚህ ምክንያት እነዚያ እንቆቅልሽ ፈታኖቹ ይለሉ፡ ወደ  
ሔሰቦን ኑ፣ የሲሆን ከተማ እንዲሰራ እና እንዲዘጋጅ። ስለዚህ አሳት  
ከሔሴቦን ወጣ፣ ነበልባል ከሲሆን ከተማ፣ እናም እስከ ሞዓብ በላ፤  
እናም የአርኖንን ምሰሶዎቹ ዋጠ። ወይ ለአንተ ሞክብ፣ ጠፋህ ሕዝብ  
ከሞሽ፤ ተሰጡ ደቂቀ እሙንቱ ለመድኅን፣ ወአዋልዲሆሙኒ እሙንቱ  
ምርኮኛን ለንጉሥ አሞራውያን ሲሆን። እና ዘርኦሙ ይጠፍእ፣ ሔሴቦን  
እስከ ዳይቦን፣ ወአንስትኒ ዓዲ አውዐዩ አሳተ ላዕለ ሞክብ።

ተቀመጠ ግን እስራኤል በሁሉ በከተሞቹ የአሞራውያን። እና ሙሴ  
ያዜርን ለመሰልል ላከ፣ እና አሷን ያዙ፣ እና መንደሮቿን፣ እና አዚያ  
የሚኖረውን አሞራን አስወጡ። ወመልሰው ዐርገው መንገዷ ዘውስተ  
ባሳን፤ ወወፅአ ኦግ ንጉሠ ባሳን ውስተ ተቀባልዮሙ፤ ወኩሉ ሕዝቡ  
ውስተ ውግክ ውስተ እድራዒን። ወአመ፡ እግዚአብሔር፡ ታቦ፡ ሙሴ፡  
ኢትፍራህ፡ ሎቱ፡ እስመ፡ ውስተ፡ እደዊከ፡ አግባእክዎ፡ ሎቱ፡ ወኩሎ፡  
ሕዝቡ፡ ወኩሎ፡ ምድሮ፡ ወትገብር፡ ሎቱ፡ ከመ፡ ገበርከ፡ ለሲሆን፡ ንጉሠ፡

አሞራዎን፡ ዘነበረ፡ በሔሴባን፡፡ ወመታውዎ ወደቁቁኒ ወኩሎ ሕዝቡኒ  
እስከ ዘኢ አስተርፈ ሐያው፤ ወወረሱ ምድሮ፡፡

22

እና የእስራኤል ልጆች ከተነሱ በኋላ በሞዓብ ምዕራብ በኩል፤  
በዮርዳኖስ አጠገብ፤ ኢያሪኮን ተመልክተው ተሰፈሩ፡፡ ወርእዩ ባላቅ  
ወልደ ሴፎር ኩሎ ዘገብረ እስራኤል ለአሞራዊ፡፡ እና ሞክብ ሕዝቡን  
በጣም ፈራ፡፡ ምክንያቱም ብዙዎች ነበሩ፡፡ እናም ሞክብ ከእስራኤል  
ልጆች ፊት ተጸዩ። ወይቤ ሞክብ ለሊቃነ መካይድ ማድያም፡ ደእዜኒ  
ትለሐስ ተዓይንት ዛቲ ኩሎ እለ ዐውደ ነ፡ ከመ ለሐስ ጥሉ አሕምልተ  
እምነ ገዳም፡፡ ወባላቅ ወልደ ሴጶር ንጉሥ ሞክብ ሀሎ በውእቱ ጊዜ፡፡ እና  
መልእክተኞችን ወደ ባላዓም ልጅ በጾር ፋቱራ ላከ፡፡ ዘውእቱ ላዕለ ወንዙ  
ዘምድረ ደቁቀ ሕዝቡ፡ ለይጸውዕዎ፡ እንዘ ይብል፡ ናሁ ሕዝብ ወዲክ  
እምግብጽ፡ ወናሁ ቮፊ ነርእየተ ምድር፡ ወውእቱ ይነብር ይይዘኒ፡፡ እና  
አሁን ና እርግማን ለእኔ ህዝብ ይህን፡ ስለ ጠንካራ ነው ይህ ከእኛ፤ እንደ  
እንቸል መምታት ከእነርሱ፡ እና አወጣ እነርሱ ከምድር፤ ስለ አውቃለሁ  
እነዚያ እንደ ተባርክ አንተ ተባርከዋል፤ እና እነዚያ ቢሆን ትረግም አንተ  
ተረግመዋል፡፡ ወሄደ ፡ ምክረ ፡ ሸማግሌ ፡ ሞክብ ፡ ወምክረ ፡ ሸማግሌ ፡  
ማድያም ፡ ወትንቢት ፡ በአደቂሆሙ ፡ ወመጽኡ ፡ ጎበ ፡ በላዓም ፡  
ወይቤልዎ ፡ ቃለ ፡ ባላቅ ፡ ወይቤሎሙ ፡ ባቱ ፡ ዝዩ ፡ ሌሊተ ፡ ወእራስየክሙ ፡  
ነገረ ፡ ዘይብል፡ እግዚአብሔር፡ ጎቤዩ፡፡ ወነበሩ፡ መላእክተ፡ ሞክብ፡ ጎበ፡  
በላዕም፡፡

ወመጣ እግዚአብሔር ወደ ባላዓም፡ ወተናገረ ወደ እርሱ፡ ምን  
እነዚህ ሰዎች ከአንተ? ወይቤ፡በላዓም፡ጎበ፡እግዚአብሔር፡በላቅ፡ወልደ፡  
ሴፎር፡ንጉሠ፡ሞክብ፡ፈነው፡ኪያሆሙ፡ጎቤዩ፡እንዘ፡ይብል፡፡ ደመልከቱ፤  
ሕዝብ ከግብጽ ወጥቷል፤ እና የምድሪቱን ገጽታ ቮፍኗል፤ እና ይህ ከእኔ  
አጠገብ ተቀምጧል፤ እና አሁን ና እርሱን ለእኔ አርገም፡ ምናልባት  
እርሱን ለመምታት እቸል ዘንድ፤ እና እርሱን ከምድሪቱ አወጣው፡፡ ወይቤ  
እግዚአብሔር ጎበ በላዓም፡ ኢትሑር ምስሌሆም፡ ወኢትረግሞ ለሕዝብ፡  
እስመ ቡሩክ ውእቱ፡፡ ወተንሥኦ ባላዓም በጽባሕ፤ ይቤሎሙ ለመላእክተ

ባላቅ፣ ግዝሩ ኅብ እግዚአክሱም፣ አስመ ኢይፈቅድ እግዚአብሔር ሖረ ምስሌክሙ። እና የሞዓብ መሳፍንት ተነስተው ወደ ባላቅ መጡ እና አሉ፣ ባላዓም ከእኛ ጋር ለመሄድ አይፈልግም።

ወወሰክ፡ባላቅ፡ደግሞ፡ለመላክ፡አለቆቹ፡ብዙ፡ወየተከበሩ፡ከእነዚህ። እና ወደ ብላዓም መጡ፣ እና ለእርሱ አሉት፣ ባላቅ የሴጶር ልጅ እንዲህ ይላል፣ ወደ እኔ ለመምጣት እንዳትቸገር እለምንሃለሁ። በክብር እናከብርሃለን፤ ምንም ትብለኝም ለአንተ አሰራለሁ፤ ና ለእኔ ይህን ሕዝብ ርገም። ወመለሰ ባላዓም ወይቤሎሙ ለመላእክተ ባላቅ፣ እመ ወሀበኒ ባላቅ መልክ ቤቶ ብሩረ ወወርቀ፣ ኢእክል ኅልፎ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ፡ ለግቦሮ ንእሰ አው ዐቢዩ በልብዩ። እና አሁን እዚህ ቆዩ እናንተም በዚህ ሌሊት፣ እና ጌታ ወደ እኔ ለመናገር ምን እንደሚጫምር እወቃለሁ። እና እግዚአብሔር በሌሊት ወደ ባላዓም መጣ፣ እና ለእርሱ አለ፣ እነዚህ ሰዎች አንተን ሊጠሩ ከገቡ፣ ተነሥተህ እነርሱን ተከተል፣ ግን እኔ ወደ አንተ የማወራውን ቃል፣ ይህን ታደርጋለሁ።

ወተንሥኦ ባላዓም በጽባሕ፣ አስረገ እንተ አድገ፣ ወሖረ ምስለ መላእክተ ሞክብ። እና እግዚአብሔር በቁጣ ተቈጣ ምክንያቱም እርሱ ሄደ፣ እና የእግዚአብሔር መልክክ ተነሣ እርሱን ለመቃወም፣ እና እርሱ በአህያው ላይ ተጫነ፣ እና ሁለቱ ወጣቶቹ ከእርሱ ጋር ነበሩ። እናም አህያዋ የእግዚአብሔርን መልክክ በመንገድ ላይ ተቃውሞ ቆሞ፣ ሰይፍም በእጁ ተመልጦ ስታይ፣ አህያዋ ከመንገዱ ዞረቸ፣ ወደ ሜዳው ሄደች፣ እናም በበተሩ አህያዋን መታ በመንገድ ላይ እንድትመለስ።

ወቆመ መልክክ ዘእግዚአብሔር በውስተ ጎደናት ዘወደን፣ አጥር እምዝዩ ወአጥር እምዝዩ። እና አህያይቱ የእግዚአብሔርን መልክክ ባዮቸ ጊዜ፣ ራሷን ወደ ግድግዳው ጫነች፣ እና የባላዓምን እግር ወደ ግድግዳው ጨመቀች፣ እና እሱም እንደገና ለመምታት ቀጠለ።

እና መልክክ እግዚአብሔር አከለ፣ እና ሄዶ በጠባብ ቦታ ቆመ፣ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ለመዘር የማይቻልበት። ወርእዮት፣ አድገ፣ መልክክ፣ እግዚአብሔር፣ ወነበረት፣ ታሕተ፣ በላዕም፣ ወተቈጥዐ፣ በላዕም።

ወወቀጻ፡ ለአድግ፡ በበተር። እና እግዚአብሔር የአህያዎን አፍ ከፈተ፤ እና ለብላዓም ትብሎ፡ ምንት አደረግሁልህ፤ እስመ ሦስተ ጊዜ ዘንተ መታኸኝ፤ ወይቤ ባላዓም ለአድግ፡ ከመ ተሣለቅኪ ብየ፤ ወእመቦ ጎበየ ሰይፍ በእዳዩ፡ ይእዜ ጎሠስኩኪ። እና አህያዎ ለባላዓም ትለዋለች፤ እኔ ከወጣትነትህ እስከ ዛሬ ድረስ የጋለብኩው አህያህ አይደለሁምን? ንቅፋ ብንቀፍ ይህን ለአንተ አደረግሁ? አርሱም አለ፤ አይደለም። ግን እግዚአብሔር የባላዓምን አይኖች ገለጠ፤ እና የእግዚአብሔርን መልአክ በመንገድ ቆሞ እና ሰይፍን በእጁ ይዞ አየ፤ እና ደፍቶ ለፊቱ ሰገደ። እናም መልአክ የአምላክ አለው፡ ለምን አህያህን ሦስተኛ ጊዜ ይህን መታህ? እነሆ እኔ ወደ ስድብህ ወጣሁ፡ ስለ መንገድህ በፊቱ ጥሩ አይደለ፤ እናም አህያዎ ባየችኝ ከእኔ ሦስተኛ ጊዜ ይህን ዘረቸ። እና እሷ ባትዘር ኖሮ፤ አሁን ስለዚህ አንተን አውነትም ገደልኩህ ነበር፤ ያንቷን ግን አድንኩ ነበር። ወይቤ ባላዓም ለመልአክ እግዚአብሔር፡ አበስኩ፡ እስመ አኮ ታአምር ከመ አንተ ሊተ ተቃወምከኒ በፍኖት ለተቃብሎት፡ ወይእዜ እመ አኮ ለከ ይሰምዕ አትመየጥ። ወይቤሎ መልአክ እግዚአብሔር ለብልዓም፡ ሑር ምስለ ሰብእ፤ ዘእንበለ ቃለ ዘእንተ አብል ጎቤከ፡ ዝንቱ ዕቀብ ትንግር። ወሑረ ብልዓም ምስለ መላእክተ ባላቅ።

ወሰሚዖ ባላቅ እስመ መጽአ ባላዓም፡ ወፀ ውስተ ተቀባልኖ ጎቤሁ፡ ውስተ ሀገረ ሞአብ፡ እንተ ይእቲ ላዕለ ደወለ አርኖን፡ እንተ ይእቲ እምክፍለ ደወል። ወይቤ ባላቅ ጎበ ባላም፡ አኮኑ ፈነውኩ ጎቤከ ከመ እዴውዐከ፡ ለምንት ኢመጻእከ ጎቤየ፡ በአማን ኢክህል አክብረከ። ወይቤ፡ ባላዓም፡ ጎበ፡ ባላቅ፡ ናሁ፡ መጻእኩ፡ ጎቤከ፡ ይእዜ። አኒል፡ አኩን፡ ከመ፡ እንግር። ምንተ፡ ቃለ፡ ዘለእመ፡ ወደዩ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ አፉየ፡ ዝንቱ፡ እንግር። ወሄደ፡ ባልዓም፡ ምስለ፡ ባላቅ፡ ወመጽኡ፡ ውስተ፡ አህጉር፡ ዘግጋት። እና ባላቅ በጎቸና ጥጃዎቹን አሠዋ፤ እና ለባላም እና ከአርሱ ጋር ለነበሩ አለቆቹ ላከ። ወሆነ ጠዋት፤ ወአንሥኦ ባላቅ ለባላም፤ አዕረገ ሎቱ ላዕለ ዐምደ ባዓል፤ ወአርአኖ ሎቱ እምህየ ክፍለ ምንተ ለሕዝብ።

ወይቤ ብላዓም ለባላቅ፡ ሕንጽ ሊተ ዝዩ ሰብዐ ምሥዋዓተ፤ ወኣዳሉ ሊተ ዝዩ ሰብዐ ላህመ ወሰብዐ ኣባግዐ። ወገብረ፡ባላቅ፡በከመ፡ደቤሎ፡ ባላም፡ወኣዕረገ፡ላህመ፡ወበግዐ፡ላዕለ፡ምሥዋዕ። ወይቤ ባላዓም ኅበ ባላቅ፡ ቁም ላዕለ መሥዋዕተከ፡ ወኣሌውር ኣመ ደትራኣዩኒ ኣግዚኣብሔር በምጽኣት፡ ወቃለ ዘኣመ ያርኣዩኒ ኣነግረከ። ወቆመ ባላቅ ላዕለ መሥዋዕቱ። ኣና ባላዓም ሄዲ ኣግዚኣብሔርን ለመጠዓቅ፡ ኣና በቀጥታ ሄዲ፤ ኣና ኣግዚኣብሔር ለባላዓም ታዩ፤ ኣና ባላዓም ወዲ ኣርሱ ኣለ፤ ሰባቱን መሠዊያዎቹ ኣዘጋጁሁ፤ ኣና ጥጃና በግ በመሠዊያው ላይ ኣዳረግሁ። ወጣለ ኣግዚኣብሔር ቃለ ውስተ ኣፉ ለብልዓም፡ ወይቤ፡ ተመደጠ ኅበ ባላቅ፡ ከመዝ ትንግር። ወተመደጠ ኅቤሁ፤ ወኣሙኒ ቆመ ላዕለ መሥዋዕተ ሙስናይ ዚኣሁ፤ ወኩሎሙ መላኣክተ ሞክብ ምስለ ዚኣሁ፤ ወኮነ መንፈስ ኣግዚኣብሔር ላዕሌሁ። ኣናም ዩኣርሱን ምሳሌ ወስዶ ኣንዲህ ኣለ፡ ከመሪጽጣምያ፡ ከምሥራቅ ተራሮቹ፤ ዩሞዓብ ንጉሥ ባላቅ ላከልኛ ኣያለ፡ ና ያዕቆብን ለኣኔ ርገም፤ ኣና ና ኣስራኤልን ለኣኔ ርገም። ምን ኣባርካለሁ ኣግዚኣብሔር ዩማይባርከውን? ወይስ ምን ኣረግማለሁ ኣምላክ ዩማይረግመውን? ምክንያቱም ከተራሮቹ ጫፍ ኣመለከተዋለሁ፤ ኣና ከኮረብቶቹ ኣቆጥረዋለሁ፤ ኣነሆ ሕዝብ ብቻውን ደኖራል፤ ኣና በኣሕዛብ መካከል ኣይቆጠርም። ማን ኣፈፀመ ዘርኣ ያዕቆብ፤ ወማን ደጐልቅ ሕዝበ ኣስራኤል፤ ትሙት ነፍስዩ በነፍሳተ ዳድቃን፤ ወይኩን ዘርኣዩ ከመ ዘርኣሙ።

ወይቤ ባላቅ ኅበ ባላም፡ ምንተ ገበርከ ሊተ። ውስተ መርገም ፀርዩ ጸዋሕኩከ፡ ወናሁ ባረክከ በረከተ። ወይቤ፡ በላዓም፡ ኅበ፡ ባላቅ፡ ኣኩኑ፡ ኩሎ፡ ዘያነብር፡ ኣግዚኣብሔር፡ ውስተ፡ ኣፉዩ፡ ዝንቱ፡ ኣዕቀብ፡ ከመ፡ ኣንጾር። ወይቤ፡ኅቤሁ፡ባላቅ፡ንዑ፡ደግሚ፡ምስሌዩ፡ውስተ፡መካን፡ካልኣ፡ ኣምኅብ፡ኢትፌኣዩ፡ኣምህዩ፡ኣላ፡ክፍለ፡ምንተ፡ኪያሁ፡ትፌኢ፡ወኩሎሙ፡ ኢትፌኢ፡ወርግም፡ሊተ፡ኣሙንቱ፡ኣምህዩ።

ወወሰዶ ውስተ ዐቀበ ገዳም ላዕለ ርኣሰ ተቀርጸ፤ ወሐነጸ ህዩ ሰብዐተ መሠውተ፤ ወኣዕረገ ላህመ ወበግዐ ላዕለ መሥዋዕተ። ኣና ብልዓም ወዲ ባላቅ ኣለ፡ በመሥዋዕተህ ላይ ቁም፡ ኣኔ ግን ኣምላክን ለመጠዓቅ ኣሄዳለሁ። ኣና ኣግዚኣብሔር ለባላዓም ኣገኘ፤ ኣና ቃለ ውስተ

አፍ አስገባ፣ እና ደቤ፣ ጎበ ባላቅ ተመለስ፣ እና እነዚህ ነገሮች ትናገር።  
ወተመደጠ ጎቤሁ፤ ወሂ ደግሞ ይቀውም ላይ ዘመሥዋዕተ አምልኮ  
ዚህ፣ ወኩሉ አሙንቱ መላእክት ሞክብ ምስለ ዚህ፣ ወደቤሎ ባላቅ፡  
ምንት ተናገረ እግዚአብሔር። ወአንሥክ መሳሌሁ ወደቤ፡ ተንሥክ ባላቅ  
ወስማዕ፡ አጽምዕ ምስክር ወልደ ሴጵር። አደደለም እንደ ሰው  
እግዚአብሔር ለመዋሸት፣ ወይም እንደ የሰው ልጅ ለመፈራራት። እርሱ  
ያለው አያደርግምን? ደናገራል እና አይጸናምን? ተመልከት፤ ለመባረክ  
ተቀብያለሁ፤ እባርካለሁ፤ እናም በምንም መልኩ አልመልስም። ጻማ  
በያዕቆብ ውስጥ አይሆንም፣ ወጻማም በእስራኤል ውስጥ አይሰየምም፣  
እግዚአብሔር አምላኩ ምስሌሁ ነው፣ የመሳፍንት ክብር በውስቱ ነው።  
እግዚአብሔር ዘአውፅኦ ሎቱ እምግብጽ፣ ከመ ስብሐተ ዘአሐዱ ቀርጎ  
ሎቱ። አደደለም ለ ነው ጥንቅላ በያዕቆብ ወይም ቆጣሪነት በእስራኤል፤  
በጊዜው ለያዕቆብ እና ለእስራኤል ደነገራል ካምላክ ምን  
እንደሚፈጽም። ደመልከቱ ሕዝብ እንደ ጎራዴ ደነሳል፣ እና እንደ አንበሳ  
ደኮራል፣ አደንን እስኪበላ እና የቆሰሉትን ደም እስኪጠጣ አይተኛም።

እና ባላቅ ወደ ባላዓም አለ፣ ወይም በርግማኖች እርሱን ለእኔ  
አትርገም፣ ወይም እየባረከ እርሱን አትባርክ። እናም ብላዓም መልስ  
ሰጥቶ ለባላቅ አለው፣ ቃል የሚናገረው አምላክ ደህን አደርጋለሁ ብዬ  
ለአንተ አልነገርኩህም እንዴ? ወደቤሎ ባላቅ ለባላም፡ ጌዑ እንሳክከ  
ውስተ መካን ካልአ፣ እመ ደሰምዕ ለእግዚአብሔር፡ ወርግም ሊተ ሎቱ  
እምህየ። እና ወሰደ ባላቅ ለባላዓም ላዕለ ርእስ ፎጎር፣ ዘየሚት ውስተ  
ምድረ በዳ። እና ባላዓም ወደ ባላቅ አለ፣ እዚህ ለእኔ ሰባት  
መሠዊያዎቻን ሥራ፣ እና እዚህ ለእኔ ሰባት ጥጁቸንና ሰባት በጎቸን  
አዘጋጅ። እና ባላቅ አደረገ እንደ ባላዓም ለእርሱ እንደ አለው፣ እና ጥጁና  
በግ በመሠዊያው ላይ አዕረገ።

ወርእዮ ባላዓም እስመ ሠናይ ውክቱ ቅድመ እግዚአብሔር ከመ  
ደባርክ ለእስራኤል፣ አኮ ሖረ በከመ ልሙድ ሎቱ ውስተ ተቃብሎ  
ለአዕዋፍ፣ ወመለሰ ገጾ ውስተ ገዳም። ወአልዕለ፡ በላዓም፡ ዐደኒሁ፡

ወርአዮ፡ ለእስራኤል፡ እንዘ፡ ደጎኗሩ፡ በነገዶሙ፡ ወኮነ፡ ላዕሌሁ፡ መንፈሱ፡ እግዚአብሔር። እና ምሳሌውን ወስዶ ተናገረ፤ ደላል ባላም የበደር ልጅ፤ ደላል በእውነት የሚያደ ሰው፤ ደላል እየሰማ ቃላት ኃያል፤ እርሱም እይታ እግዚአብሔር ተመለከተ በአንቅልፍ፤ አደኖቹ ተገልጠዋል። እንደ ጥሩ ናቸው ቤቶቻህ ያዕቆብ፤ ድንኳኖቻህ እስራኤል! እንደ የሚያጸልሉ ሸለቆዎቹ፤ እንደ በወንዝ ላይ ያሉ የአትክልት ቦታዎቹ፤ እንደ ጌታ የተከለቸው ድንኳኖቹ፤ እና እንደ በውሃዎቹ ዳር ያሉ ዝግባ ዛፎቹ። ከዘሩ ሰው ደወጣል፤ እና በብዙ አሕዛብ ላይ ይገዛል፤ እና የጎግ መንግሥት ተከበራለች፤ እና መንግሥቱ ተበዛለች። እግዚአብሔር ከግብጽ መራው፤ እንደ አንድ ቀንድ አውራሪ ክብር ለእሱ፤ የጠላቶቹን አሕዛብ ይበላል፤ የእነርሱን የሰብ ክፍሎች አጥንት ይምጥ፤ በቀስቶቹም ጠላትን ይተኩሱ። ተኝቶ አረፈ እንደ አንበሳ፤ እንዲሁም እንደ ግልገል፤ ማን ያነሣዋል? የሚባርኩህ ይባረኩ፤ የሚረገሙህም ይረገሙ።

እና ባላቅ በባላዓም ላይ ተቈጣ፤ እና እጆቹን መታ፤ እና ባላቅ ወደ ባላዓም አለ፤ ጠላቱን ለማስረገም ጠራሁህ፤ እና እነሆ እየባረክህ ባረክህ ይህን ሦስተኛ። አሁን ስለዚህ ሸሸ ወደ ቦታህ፤ አልኩ፤ እከብርሃለሁ፤ እና አሁን እግዚአብሔር ከክብር ነጠቀህ። ወይቤ ብላዓም ጎበ ባላቅ፤ አኩኑ ወለመላእክቲከኒ እለ ፈነውከ ጎቤየ ተናገርኩ እንዘ አብል። ባላቅ ቤቱን በብር እና በወርቅ ሞልቶ ቢሰጠኝ፤ የእግዚአብሔርን ቃል በመተላለፍ ከራሴ ጥሩም ሆነ ክፉ ማድረግ አልቻልኩም፤ አምላክ የሚለውን አላለሁ። እና አሁን እነሆ ወደ ቦታዬ እሄዳለሁ፤ ና፤ ይህ ህዝብ በመጨረሻዎቹ ቀናት ለህዝብህ ምን እንደሚያደርግ አመክርሃለሁ።

ወአንሥኦ መሳሌሁ ይቤ

ደላል ባላዓም ልጅ ቤደር፤ ደላል ሰው እውነተኛ እያየ፤ እየሰማ ቃላት እግዚአብሔር፤ እያወቀ እውቀት ከ ልዑል፤ እና እይታ እግዚአብሔር ያየ በ እንቅልፍ፤ ተገለጡ ዓደኖች እርሱ። አሳየዋለሁ ለእርሱ፤ ግን አይደለም አሁን፤ አባርካለሁ፤ ግን አይቀርብም፤ ከዋክብት ከያዕቆብ ደወጣል፤ ሰው ከእስራኤል ይነሳል፤ እና የሞዓብን መሪዎች ይሰብራል፤ እና የሴትን ልጆች ሁሉ ይዘርፋል። እና ኤዶም ርስት ይሆናል፤ እና የጠላቱ ኤሳው ርስት

ደሆናል፤ እና እስራኤል በጋደል አደረገ። ወደተነሣኦስ፡ አምላክ፡ ለምድባታ፡  
ወያጠፍኦስ፡ ለእስ፡ ደድሳኦስ፡ አምላክ፡ ወርእዮ ለአማሌቅ፡ ወነሣኦስ  
ምሳሌሁ፡ ደቤ፡ መባእ አሕዛብ አማሌቅ፡ ወዘርኦሙ ደጠፍኦስ። ወርእዮ፡  
ለኬናዊ፡ ወነሣኦስ፡ ምሳሌሁ፡ ደቤ፡ ጽንዕት፡ መንበርትከ፡ ወእመ፡ ሠረጽከ፡  
በኩኩሕ፡ ዐጸደከ። እና እንደ ለቤዖር የተንኩል ጎጆ ደሆን፤ አሰራውን  
ያማርኩሃል። ወርእዮ ለኦግ፡ ወነሣኦስ ምሳሌሁ፡ ደቤ፡ ኦ ኦ፡ መኑ ደሕየው  
አመ ደሠደም እግዚአብሔር እሱ። ወደወጣ አምነ እደ ኪትያውያን፤  
ወያሐምሙ አሱርሃ፤ ወያሐምሙ ዕብራውያንሃ፤ ወእሙንቱኒ በአሐዱ  
ልብ ደጠፍኦስ። እና ባላዓም ተነስቶ ሄደ፤ ወደ ቦታው ተመልሶ፤ እና  
ባላቅም ወደ ቦታው ሄደ።

25

ወአፈረሰ፡ እስራኤል፡ በሳጤን፡ ወተረከሰ፡ ሕዝብ፡ ለዝሙት፡ ምስለ፡  
አዋልደ፡ ሞሐብ። እና ወደ የእነርሱ ጣዖቶች መስዋዕቶች ጠሯቸው፤ እና  
ሕዝቡ ከመስዋዕቶቻቸው በላ፤ እና ለጣዖቶቻቸው ሰገደ። ወተፈጸመ  
እስራኤል ለበዓል፡ ወተቈጠተ እግዚአብሔር በመዓት ለእስራኤል።  
ወደቤ እግዚአብሔር ለሙሴ፡ ንሣኦስ ኩሎሙ መላእክተ ሕዝብ ወአርኪ  
ኪያሆሙ ለእግዚአብሔር ቅድመ ፀሐይ፡ ወደገብእ መዐት ቍጣ  
እግዚአብሔር አምእስራኤል። ወደቤ፡ ሙሴ፡ ለነገዳተ፡ እስራኤል፡ ቅትሎ፡  
ኩሎ፡ ዘቤቱ፡ ዘተፈጸመ፡ ለቤል፡ ወእንሆ ሰብእ አምላኩ  
እስራኤል መጺኡ አምጽኦ እነሆ ብሎ ማድያናዊት ቅድመ ሙሴ ወቅድመ  
ኩሎ ማሳበረ ውሎደ እስራኤል፤ ወእሙንቱ ሰ ደበክዮ በብሎ ሞላተ  
ደብተራ ዘመርጡር። ወርእዮ ፊንሐስ ወልደ ኤልዓዘር ወልደ አሮን  
ካህን፡ ተነሣኦስ አምነ ማእከለ ተዓደን፡ ወነሣኦስ ሰደሮማስቱን በእዳሁ።  
ከእስራኤላዊው ሰው ሗላ ወደ ድንኳን ገባ፤ እና ሁለቱንም ወጋ፤  
እስራኤላዊውን ሰው እና ሴትዮዋን በማሳፀግ፤ እና መቅሠፍቱ  
ከእስራኤል ልጆች ቆመ። ወሆኑ እለ ሙታን በመቅሠፍት አራት ወዕሥራ  
ሺሕ።

ወነገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ። ፊንሐስ ወልደ  
ኤልዓዘር ወልደ አሮን ካህን አሰረፈ መቅሠፍትዓ አምላኩደ እስራኤል፤

በቀንኦቱ ቀንኦትዮ በውስቴቶሙ፣ ወኪከጠፋኢክዎሙ ለውሎደ  
እስራኤል በቀንኦትዮ። በዚህ አልኩ፣ እነሆ እኔ የሰላም ኪዳን  
እሰጠዋለሁ። ወይሆን ለእርሱ ወለዘርኡ ከእርሱ ኪዳን ካህንነት  
ዘለዓለም፣ በእንተ ዘቀነየ ለአምላኩ፣ ወአስተስረየ ስለ ደቂቀ እስራኤል።  
ስሙ ግን የእስራኤላዊው ሰው የተመታው፣ ዘተመታ ምስለ ማድያናዊቱ፣  
ዘምብሪ ወልደ ሳልሞን፣ መስፍን ቤተ አባት የሰምዖን። ወስም ለሴት  
መድያናዊት እንተ ተመታት ካስቢ ወለተ ሱር መስፍን ሕዝብ ኦሞት ቤት  
ቤተሰብ ውኦቱ ዘመድያም።

ወተናገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ፡ ተናገረ ለእስራኤል  
ልጆቹ እንዲህ ብለህ። ለመድያናውያን ጠላት ሁኑ እና እነርሱን ሙቱ።  
እነርሱ ለእናንተ በማጭበርበር ጠላት ናቸው። ምክንያቱም በፎጋር በኩል  
ምን ያህል እንደ ያጭበርብሯቸው፣ እና በኻስቢ በኩል፣ የሚድያም መሪ  
ልጅ፣ የእነርሱ አህት፣ በመቅሰፍቱ ቀን በፎጋር በኩል የተመታቸውን።

26

ወከነ፡ድጎረ፡መቅሠፍቱ፡ወነበበ፡እግዚአብሔር፡ጎበ፡ሙሴ፡ወጎበ፡  
አልዓዛር፡ካህን፡እንዘ፡ደብል። ውሰድ መጀመሪያውን የሁሉ ጉባኤ  
የእስራኤል ልጆቹ ከሃያ ዓመት እና በላይ በቤቶቹ አባቶቻቸውም፡ ሁሉ  
የሚወጣ ለመዋጋ በእስራኤል።

ወተናገረ ሙሴ ወኤልዓዛር ካህን በአራቦት ሞአብ ላዕለ ዮርዳኖስ  
በኢያሪኮ እንዘ ደብል። ከሃያ ዓመት እና በላይ፣ በዘአዘዘ እግዚአብሔር  
ለሙሴ መንገድ፣ እና ደቂቀ እስራኤል እለ ወጡ እምግብጽ፣ ርኡቤን  
በኩረ እስራኤል ነው። ወደቁ ደግሞ ርኡቤን ሄኖክ ናቸው፣ እና ሕዝበ  
ሄኖክ፣ ለፋሉ ሕዝበ ፋሉ። ለአስሮን ሕዝበ አስሮኔይ፣ ለካርሚ ሕዝበ  
ካርሚ። እነዚህ የሮቤል ሕዝቦች ናቸው፣ እና ቆጠራቸው ሦስት እና  
አርባ ሺህ እና ሰባት መቶ ሠላሳ ነበረ።

ወውሎደ፡ ፋሉ፡ ኤልያብ። ወደቂቅ፡ኤልያብ፡ናሙኤል፡ወዳታን፡  
ወአቢሮን፡እሉ፡ጸዋዕተ፡ማጎበር፡እሙንቱ፡እለ፡ተቃወሙ፡ላዕለ፡ሙሴ፡

ወአሮን፡በማሳበረ፡ቆራ፡በተቃውሞ፡አግዚአብሔር፡እናም ምድር አፍን ከፍታ እነርሱንና ቆራህን በላቻቸው፡ በጉባኤው ሞት ጊዜ፡ አሳት ሃምሳውንና ሁለት መቶውን በላ፡ እናም በምልክት ሆኑ። የኮራህ ልጆች ግን አልሞቱም።

እናም የስምዖን ወዲ፡ የስምዖን ወዲ ሕዝብ፡ ለናሙኤል ናሙኤላዊ ሕዝብ፡ ለያሚን ያሚናዊ ሕዝብ፡ ለያኪን ያኪናዊ ሕዝብ። ለዘራ ሕዝብ ዘራኢ፤ ለሳኦል ሕዝብ ሳኦሊ። እነዚህ የስምዖን ሕዝቦች ከቆጠራቸው፡ ሃያ ሁለት ሺህ ሁለት መቶ።

ወልዶች ግን የደሁዳ ዔር እና ኦናን፤ እና ዔር እና ኦናን ሞቱ በምድረ ከነዓን። And the sons of Judah became according to their clans: to Shiloh, the people of the Shelanite; to Phares, the people of the Perezite; to Zerah, the people of the Zerahite. ወዲቁ ፋራስ ሆኑ፤ ለአሰሮን ሕዝብ አሰሮናዊ፤ ለያሙን ሕዝብ ያሙናዊ። እነዚህ የደሁዳ ሕዝቦች በእነርሱ ሳትመት ሥራ፡ ሰባ ስድስት ሺዎች እና አምስት መቶ።

እና የኢሳካር ልጆች በጎሳዎቻቸው፡ ለቶላ፤ ሕዝቡ ቶላይ፤ ለፉዋ፤ ሕዝቡ ፉዋይ፤ ለኢያሱብ፤ ሕዝቡ ኢያሱቢ፤ ለሳምራም፤ ሕዝቡ ሳምራሚ። እነዚህ ሕዝቦች የደሳኮር ከቆጠራቸው አራት እና ስልሳ ሺህ እና አራት መቶ ነበሩ።

ወልዶች ዘቡሎን እንደ ዘመዶቹ፤ ለሰራድ፤ ሕዝብ ዘሰራዲ፤ ለአሎን፤ ሕዝብ ዘአሎኒ፤ ለአሌል፤ ሕዝብ ዘአሌሊ። እነዚህ የዘቡሎን ሕዝቦች ከቆጠራቸው ስልሳ ሺዎች እና አምስት መቶ ነበሩ።

ደቂቀ ጋድ በከመ ዘመዶቹ፡ ለሳፎን ሕዝብ ዘሳፎናዊ፤ ለሐጊ ሕዝብ ዘሐጊያዊ፤ ለሱኒ ሕዝብ ዘሱናዊ። ለአዜኔ፤ ሕዝብ አዜኔ፤ ለአዲ፤ ሕዝብ አዲ። ለአሮድ፤ ሕዝብ ዘአሮዳዲ፤ ለአሪኤል፤ ሕዝብ ዘአሪኤሊ። እነዚህ የጋድ ልጆች ሕዝቦች ከእነርሱ ቆጠራ ካርባ አራት ሺህ አምስት መቶ ነበሩ።

ወልጁሙ፡-ለአሴር፡በከመ፡አሐዛቦሙ፡ለያሚን፡ሕዝብ፡ዘያሚኒ፡  
ለኢየሱስ፡ሕዝብ፡ዘኢየሱስ፡ለባሪ፡ሕዝብ፡ዘባሪ፡ለኢ፡ ለኮበር ሕዝብ ኮበሪ  
፣ ለመልኪኤል ሕዝብ መልኪኤሊ ። እናም፡ የአሴር፡ ወለት፡ ሰም፡ ሳራ፡  
ነበረች። እነዚህ የአሴር ሕዝቦች ከቆጠራቸው ሦስት እና አርባ ሺህ እና  
አራት መቶ ነበሩ።

ደቂቅ፡ዮሴፍ፡በመጠነ፡አሐዛቢሆሙ፡መናሴ፡ወኤፍሬም።

ልጆቹ ማናሴ፡ ለማኪር ሕዝቡ ማኪራዊ፤ እና ማኪር ወለደ  
ገላኦፍ፤ ለገላኦፍ ሕዝቡ ገላኦፍዊ። ወእሱ፡ደቂቅ፡ገላኦፍ፡አኪዔዜር፡  
ሕዝብ፡ዘአኪዔዜሪ፡ወለኪኤግ፡ሕዝብ፡ዘኪኤግ። ለእስሪኤል፡ ሕዝቡ  
እስሪኤሊ፤ ለሴኬም፡ ሕዝቡ ሴኬሚ። ለሱማዔር የሱማዔሪ ሕዝብ፤ እና  
ለኮፌር የኮፌሪ ሕዝብ። ወለሰልፓ፡ ወልደ፡ ሄፌር፡ አልቦ፡ ኮነ፡ ሎቱ፡  
ደቂቅ፡ አላ፡ አዋልድ። ወእሱ፡ አስማቲሆሙ፡ ለአዋልድ፡ ሰልፓ፡ ማህላ፡  
ወኖአ፡ ወሆግላ፡ ወሚልካ፡ ወትርዳ። እነዚህ የማናሴ ሕዝቦች  
ከቆጠራቸው ሁለት እና ሃምሳ ሺዎች እና ሰባት መቶ ነበሩ።

እና እነዚህ የኤፍሬም ልጆቹ፡ ለሱታላ፤ ሕዝቡ ሱታላን፤ ለታናክ፤  
ሕዝቡ ታናኪ። እነዚህ የሱታላ ልጆቹ፡ ለኤደን፤ የኤደን ሕዝብ። እነዚህ  
የኤፍሬም ሕዝቦች ከቆጠራቸው ሁለት እና ሠላሳ ሺዎች እና አምስት  
መቶ ናቸው፤ እነዚህ የዮሴፍ ልጆቹ ሕዝቦች እንደ ሕዝቦቻቸው  
ናቸው።

ወልጁቹ፡ቤንያሚን፡በነገዶቻቸው፡ለባሌ፡ነገድ፡ባሊ፡ለአሱቤር፡ቱገድ፡  
አሱቤሪ፡ለያኪራን፡ነገድ፡ያኪራኒ።

ለሶፋን፤ የሶፋኔስ ሕዝብ። ወደቂቅ ባሌ፡ አዳር ወኖዕማን ሆኑ።  
ለአዳር ሕዝብ አዳሪ፤ ወለኖዕማን ሕዝብ ኖዕማኒ። እነዚህ የቤንያም  
ልጆቹ በአሐዛባቸው እንደ ቆጠራቸው ሰላሳ አምስት ሺህ አምስት መቶ  
ነበሩ።

ወደቂቀ፡ ዳን፡ በከመ፡ አሕዛቢሆሙ፡ ለሳሜ፡ ሕዝብ፡ ሳሜኢ፡ አሉ፡  
አሕዛብ፡ ዳን፡ በከመ፡ አሕዛቢሆሙ፡ ሁሉ የሹሃሚዎች ሕዝቦች  
በቆጠራቸው አራት እና ስልሳ ሺዎች እና አራት መቶ ነበሩ።

የነፍታሊም ልጆች በዘር ቤታቸው፡ ለአሲኤል ዘር የአሲኤል፣ ለጋውኒ  
ዘር የጋውኒ። ለኢየሴር፡ ሕዝብ ኢየሴር፤ ለሴልሌም፡ ሕዝብ ሴልሌሚ።  
እነዚህ የነፍታሊ ሕዝቦች ከቆጠራቸው አርባ ሺህ ሦስት መቶ ነበሩ።

ይህ የአስራኤል ልጆች ቆጠራ፣ ስድስት መቶ ሺህ እና አንድ ሺህ እና  
ሰባት መቶ ሰላሳ።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ይብል። ለእነዚህ ትከፈላለች  
ምድር፣ ለመውረስ በስሞች ቅጥር። ለብዙዎች የርስትን ታቦዛለህ፣ እና  
ለጥቂቶች የርስታቸውን ታንሳለህ፤ ለእያንዳንዱ እንደተቆጠሩ  
የርስታቸው ይሰጣል። በእግዎች ትከፈላለች ምድር ለስሞች፣ እንደ  
ነገዶች አባቶቻቸው ይወርሳሉ። ከ ዕጣ ትከፍል ርስቶሙ መካከለ  
ብዙታን ወጥቡዓን።

ወደቂቀ፡ ሌዊ፡ በከመ፡ ሕዝቦሙ፡ ላቲሆሙ፡ ለገድሶን፡ ሕዝብ፡  
ዘገድሶናዊ፡ ለቃዓት፡ ሕዝብ፡ ዘቃዓታዊ፡ ለመራራ፡ ሕዝብ፡ ዘመራራዊ።  
እነዚህ ሕዝቦች የሌዊ ልጆች፡ ሕዝብ ሎቤኒ፣ ሕዝብ ኬብሮኒ፣ ሕዝብ  
ቆሬ፣ ወሕዝብ ሙሲ፣ ወቃዓት ወለደ አምራምን። የሴትየዋ ስም ግን  
ዮካቤድ ነበረ፣ የሌዊ ሴት ልጅ፣ አርስዋም እነዚህን ለሌዊ በግብፅ  
ወለደች፣ እና ለአምራም አሮንና ሙሴን፣ እንዲሁም እህታቸውን  
ማርያምን ወለደች። ወተወልዱ ለአሮን፡ ናዳብ ወአቢሁድ ወኤልዓዘር  
ወኢታማር። እና ናዳብና አቢሁድ ሞቱ፤ በሲና በረሃ ውስጥ  
በእግዚአብሔር ፊት ባዕድ እሳት ሲያቀርቡ። ወሆኑ እምቄጠራሆሙ  
ሠለስቱ ወዕሥራ አሕዛብ፡ ኩሉ ተባዕት እምወርታዊ ወላዕሉ፡ እስመ  
አልተቄጠሩ ሳቡረ በማክከለ ደቂቀ አስራኤል፡ እስመ አልተውህበ ሎሙ  
ርስት በማክከለ ደቂቀ አስራኤል።

እና ይህ ዝርዝር የሙሴና የካህኑ ኤልዓዘር ነው። እነዚያም የእስራኤልን ልጆች በአራቦት ሞክብ በዮርዳኖስ ላይ በኢያሪኮ አቅራቢያ ተመለከቱ። ወበአሉ አልቦ ሰብእ እምነ እለ ተርኢዎሙ በሙሴ ወአሮን፤ እለ ተርኢዎሙ ውሉደ እስራኤል በገዳመ ሲና። ምክንያቱም እግዚአብሔር ላቸው አለ። በሞት ይሞታሉ በምድረ በዳ። እና ከእነርሱ አንድም አልተረፈም። ከካሌብ ልጅ የፈኔህ እና ከኢየሱስ የናዌ ልጅ በስተቀር።

27

ወመጽአን ደቂቀ ሰላጋድ ወልደ ኦፊር፤ ወልደ ገላክድ፤ ወልደ ማኪር፤ ዘሕዝብ ምናሴ፤ ዘውሉደ ዮሴፍ፤ ወአሉ አስማቲሆን፤ ማአላ፤ ወኖዋ፤ ወእግላ፤ ወመልካ፤ ወቴርሳ። እናም በሙሴ ፊት፤ በካህኑ ኤልዓዘር ፊት፤ በአለቆች ፊት፤ እና በመላው ጉባኤ ፊት በምስክር ድንኳን በር ላይ ቆመው ደላሉ፤ አባታችን በምድረ በዳ ሞተ፤ እና እርሱ በእግዚአብሔር ፊት በቆራህ ጉባኤ ከተሰበሰቡት ጉባኤ መካከል አልነበረም፤ ምክንያቱም በራሱ ኃጢአት ሞተ፤ እና ወንዶች አልነበሩትም። የአባታችን ስም ከሕዝቡ መካከል አይደምሰስ፤ ምክንያቱም ወንድ የለውም፤ የአባታችን ወንድሞች መካከል ይዘታ ስጡን። ወሙሴ ፍርዳቸውን ወደ እግዚአብሔር ፊት አመጣ።

እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ ተናገረ። ደላል፡ በትክክል የሰልጋኦድ ሴቶች ልጆች ተናገረዋል፤ ስጦታ ትሰጣቸዋለህ ይዘታ ርስት በመካከል የአባታቸው ወንድሞች፤ እና ታደርጋለህ ዙሪያ የአባታቸው አጣ ላቸው። ወለደቂቀ እስራኤልሂ ትነግር። እያለ፡ ሰው እንደ ይሞታል፤ እና ልጅ ከሌለው፤ ውርሱን ለሴት ልጁ ታስተላልፏ። ካለ ግን ሴት ልጅ ለእርሱ የለችም፤ ውርሱን ለወንድሙ ትሰጣላቸው። ግን ወንድሞች ከሌሉት፤ ውርሱን ለአባቱ ወንድም ትሰጣላቸው። ግን ከሆነ የአባቱ ወንድሞች የሌሉ፤ ርስቱን ከነገዱ ለሚቀርበው ለዘመዱ ትሰጣላቸው፤ የእርሱን ንብረት ለመውረስ፤ እና ይህ ለእስራኤል ልጆች የፍርድ ሕግ ይሆናል፤ እንደ ጌታ ለሙሴ እንደ አዘዘው።

ወአመ፡ እግዚአብሔር፡ ኅብ፡ ሙሴ፡ ዕረግ፡ ውስተ፡ ደብር፡  
 ዘበማዕድተ፡ ዮርዳኖስ፡ ዝደብር፡ ናባው፡ ወርአይ፡ ምድረ፡ ከናአን፡ እንተ፡  
 አነ፡ እሁብ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ በርስተ፡ ወትራኢ እያ፡ ወትተወስክ ኅብ  
 ሕዝብከ ወአንተኒ ፡ ከመ ተወስከ አሮን እትከ በደብረ ሆር ። ስለ አንተ  
 ተሻገርክ ቃሌን በምድረ በዳ ሲን፡ በጉባኤው ሲቃወም እኔን ለማቅደስ፡  
 አላቀደስክኝም በውሃው ላይ በፊታቸው፡ ደህ ነው የክርክር ውሃ በቃዴስ  
 በምድረ በዳ ሲን፡ ወደቤ፡ሙሴ፡ኅብ፡እግዚአብሔር፡ እግዚአብሔር  
 የመናፍስተና የሁሉ ሥጋ አምላክ በዚህ ጉባኤ ላይ ሰውን ይመድብ፡  
 ማንኛውም ሰው በፊታቸው ይወጣል፡ እና ማንኛውም ሰው በፊታቸው  
 ይገባል፡ እና ማንኛውም ሰው ያወጣቸዋል፡ እና ማንኛውም ሰው  
 ያስገባቸዋል፡ እና የእግዚአብሔር ጉባኤ እረኛ የሌላቸው በጎቸ  
 እንደማይሆን፡ እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ ተናገረ እያለ፡ ወደ ራስህ  
 ውሰድ ኢየሱስ የናዌ ልጅ፡ መንፈስ በራሱ ያለው ሰው፡ እና አጆቸህን  
 በእርሱ ላይ ትጥል፡ ወትሰደሞ እንተ ቅድመ ኤልዳዳር ካህን፡ ወትኤዝዘ  
 ሎቱ ቅድመ ኩሉ ማኅበር፡ ወትኤዝዘ በእንቲአሁ ቅድሜሆሙ፡ ወትሰጥ  
 ከክብርህ ላይ እርሱ፡ እንዲሁም የእስራኤል ደቂቅ ለእርሱ ይታዘዙ፡፡  
 እናም በኤልዳዳር ካህን ፊት ይቆማል፡ እናም በእግዚአብሔር ፊት  
 የማሳያውን ፍርድ ይጠይቁታል፡ በእሱ አፍ ይወጣሉ፡ እናም በእሱ አፍ  
 ይገባሉ እሱ እና የእስራኤል ልጆቹ በአንድ ልብ፡ እናም ሁሉ ጉባኤ፡፡

ወገበረ፡ሙሴ፡በከመ፡አዘዘ፡ሎቱ፡እግዚአብሔር፡ወነሢኦ፡ለኢየሱስ፡  
 አቀሞ፡ሎቱ፡ቅድመ፡ኤልዳዳር፡ካህን፡ወቅድመ፡ኩሉ፡ማኅበር፡ ወአኖረ፡  
 እደዊሁ፡ ላዕሌሁ፡ ወአቀመ፡ ሎቱ፡ በከመ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡፡

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዘ ይብል፡፡ ትአዛዝ ለውሉዳን  
 እስራኤል ወትብል ኅቤሆሙ እንዘ ትብል፡ መባእዳ መባእዳ መባእዳ  
 ውስተ ሪሔ ሠናይ ሪሔ ትዕቀቡ ለማዕረግ ለእኔ በበዓላትዮ፡፡ እና ወደ  
 እነርሱ ትላለህ፡ እነዚህ መባያዎቹ ምን ያህል ለጌታ ታቀርባላቸዎ፡፡  
 ዓመታዊያን ያለ ጉድለት ሁለት በጎቸን በቀኑ ለሙሉ ማቃጠያ

ያለማቋረጥ። አንዱን በግ በማለዳ ታደርጋለህ፤ እና ሁለተኛውን በግ ማታ ላይ ታደርጋለህ።

ወትብር አሥራይተ ዐፋ ስሚዷ ለመሥዋዕት ዘተሐዋወሰ በቅብእ በራብዒት ሂን። የማያቋርጥ መሥዋዕት፣ በሲና ተራራ የተሰጠች ለጌታ የመዓዛ ሽታ። ወመስዋዕተ፡ሰትዩ፡ዘእግዚአብሔር፡ርብዐ፡ዘሂን፡ለበግዕ፡ ለአሐዱ፡በቅዱስ፡ትሰውኦ፡መስዋዕተ፡ሰትዩ፡ሰኪራ፡ለእግዚአብሔር። እናም ዘካልካይ በግ ወደ ምሴት ትብር፤ በከመ መሥዋዕቱ እና በከመ መስዋዕት ሰትዩ ትብር ለጥዑም ራሐ ለእግዚአብሔር። እና በሰንበታት ቀን ሁለት ዓመት የሆኑ ያለ ጉድለት በጎች ታቀርቡ፣ እና በዘይት የተቀላቀለ ሁለት አሥራተኞች ዱቄት ለመሥዋዕት እና መጠጥ መባ ታቀርቡ። ምሥዋዕ፡ሰንበታት፡በሰንበታት፡ላይ፡የዘለዓለም፡ምሥዋዕ፡ ወመስተ፡የክርሱ።

ወበውስተ፡አላንቱ፡አውራጎ፡ዘከዋርጎ፡ታቀርቡ፡መሥዋዕተ፡ ዘይትቀዛቀሥ፡ለእግዚአብሔር፡ላህማተ፡እምክልህምተ፡ክልኤቱ፡ ወበግዕ፡አሐደ፡አባግዕ፡ዘአሐቲ፡ዓመት፡ሰብዐቱ፡ዘእንበለ፡ሕሌት፡ ሦስት አስረኛዎች በዘይት የተቀላቀለ ስንዴ ለአንድ ጥጁ፣ እና ሁለት አስረኛዎች በዘይት የተቀላቀለ ስንዴ ለአንድ በግ። ዓሥራይ ዓሥራይ ዘስሚድ ዘተሐወከ በዘይት ለበግዕ አሐዱ፣ መሥዋዕት ራሐ ዘጥዑም፡ ቍርባን ለእግዚአብሔር። መስዋዕታቸው ግማሹ የሂን ለአንድ ጥጁ ይሆናል፣ እና ሦስተኛው የሂን ለአንድ በግ ይሆናል። እና አራተኛው የሂን የወይን ለአንድ በግ ይሆናል፣ ይህ የማቃጠያ መሥዋዕት ከወር ወር ወደ የዓመቱ ወራት ነው።

ወፍዳለ፡ እምክጣሊ፡ አሐደ፡ ለጎጢካት፡ ለእግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ መሥዋዕተ፡ ዘዘልፈ፡ ይግበር፡ ወመስቱሁ።

ወበወርጎ፡ ቀዳማዊ፡ በአርባዕተ፡ ዐሠርተ፡ ዕለት፡ ዘወርጎ፡ ፋሲካ፡ ለእግዚአብሔር። ወበዚህ ወር አስራ አምስተኛ ቀን በዓል ነው፤ ሰባት ቀናት ፈጣጣ ትበላላችሁ። ወዘመጸመሪያ፡ዕለት፡ተጸዊዓ፡ቅድስት፡ ትከውን፡ለከሙ፡ወኩሉ፡ባርያዊ፡ግብር፡ኢትብሩ። እና ለጌታ ሙሉ

ማቃጠያዎቻን መባ ታቀርባላቸው፤ ከበሬዎቻ ሁለት ጥጃቸ፤ አንድ  
አውራ በግ፤ ሰባት የአንድ ዓመት በጎቸ፤ እነዚህም ለአናንተ ፍጹማን  
ይሆናሉ። እና መሥዋዕታቸው ስንዴ ዱቄት በዘይት የተቀላቀለ፤ ሦስት  
አሥረኛዎቹ ለአንድ ጥጃ፤ እና ሁለት አሥረኛዎቹ ለአንድ በግ። ዓሥራይ  
ዓሥራይ ትገብር ለበግ አሐዱ፤ ለሰብዓቱ አባግ። እና፤ አሐዱ፤ ፍየለ፤  
እምነ፤ አጣሊ፤ በእንተ፤ ጎጢአት፤ ለማስተሰረይ፤ በእንተክሙ። ከዘለዓለም  
የማለዳ ሙሉ ማቃጠያ መሥዋዕት በስተቀር፤ እሱም የዘለዓለም ሙሉ  
ማቃጠያ መሥዋዕት ነው። እነዚህን እንደዚሁ ታደርጋላቸው በየቀኑ  
ለሰባቱ ቀናት፤ ስጦታ መባ ወደ መዓዛ ሽታ ለእግዚአብሔር፤  
በዘለዓለማዊው ማቃጠያ መሥዋዕት ላይ መስተ መጠጡን ታደርጋለህ።  
እና ሰባተኛው ቀን ቅድስት ትባላለች ለአናንተ፤ ማንኛውም ባሪያዊ ሥራ  
አታድርጉ በእርሷ።

ወበቀነ፡ወራዙት፡መጻእ፡ትቀርቡ፡መሥዋዕተ፡ሐዲሰ፡  
ለእግዚአብሔር፡ዘሳምንታት፡ጽዋዕ፡ቅድስት፡ትኩን፡ለክሙ፡ወኩሉ፡  
ግብረ፡ቅኔ፡ኢትግብሩ። ወታቀርቡ፡ መሥዋዕተ፡ ምሥራቀ፡ ለሌሐ፡ መዓዛ፡  
ለእግዚአብሔር፡ ላህመ፡ እምነ፡ አብዕልት፡ ክልኤቱ፡ በግዕ፡ አሐዲ፡  
ወአባግዕ፡ ዘአሐቱ፡ ዓመተ፡ ሰብዐቱ፡ ዘእንበለ፡ ሕሌት። ዘመሥዋዕቶሙ  
ስርናይ ዱቄት ዘተሐወከ በዘይት፡ ሠለስቱ ዐሥራት ለውክቱ ጥጃ አሐዱ፡  
ወክልኤቱ ዐሥራት ለውክቱ በግዕ አሐዱ። ዐሥራተ ዐሥራተ ለበግዕ  
አሐዱ፤ ለሰብዓቱ በግዕ። እና አንድ ፍየል ከፍየሎቹ ስለ ኃጢአት  
ለማስተሰረይ ስለ አናንተ፤ ከዘወትር መሥዋዕት በስተቀር። እናንተ  
የእነርሱን መስዋዕት ለእኔ ታደርጉ፤ ያለ ጉድለት ለአናንተ ይሆናሉ፤  
እንዲሁም የእነርሱን መጠጥ መባያዎቻ።

እና በሰባተኛው ወር በአንድ የወሩ ቅድስት ጥሪ ለአናንተ ትሆናለች፤  
ሁሉንም ባሪያዊ ሥራ አትሥሩ፤ የምልክት ቀን ለአናንተ ትሆናለች።  
ወትገብሩ፡ማዕረጋተ፡ውስተ፡ሌሐ፡ሠናይ፡ለእግዚአብሔር፡ላህመ፡አሐዲ፡  
እምነ፡አልህምት፡በግዕ፡አሐዲ፡አባግዕ፡ዓመታውያነ፡ሰብዓተ፡ዘእንበለ፡  
ሕሳፍ። ጥብሳቸው ጥሩ ዱቄት በዘይት የተቀላቀለ፤ ሦስት አሥራቶቹ

ለአንድ ጥጃ፣ እና ሁለት አሥራቶች ለአንድ በግ። ዐሥራተ ዐሥራተ  
ለበግ፡ አሁን፡ ለሰብዓቱ በግ። ወከሐደ፡ ፍዳላ፡ እምነ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡  
ኅጢአት፡ ለማስተስረድ፡ በእንተክሙ። ከመሥዋዕተ፡ ሕዳግ፡ ዘባሕረደ፡  
ወመሥዋዕቲሆሙ፡ ወመሥዋዕተ፡ ሰቲቶሙ፡ ወመሥዋዕተ፡ ሕዳግ፡  
ዘዘለዓለም፡ ወመሥዋዕቲሆሙ፡ ወመሥዋዕተ፡ ሰቲቶሙ፡ በከመ፡  
ትርጓሜሆሙ፡ ለሥዑረ፡ ለስሳኔ፡ ለእግዚአብሔር።

እና በዚህ ወር አስረኛው ቅዱስ ጉባኤ ይሆንላቸው፡ እናንተም  
ነፍሳቸውን ታሰቁ፡ እና ምንም ዓይነት ሥራ አታድርጉ። እናም ማቀጠያ  
መሥዋዕቶችን ለእግዚአብሔር መዓዛ ሽታ ታቀርባላቸው፤ መባደዎችን  
ለእግዚአብሔር፤ ከላሞች አንድ ጥጃ፣ አንድ በግ፣ ሰባት የአንድ ዓመት  
በጎቶ፣ እነርሱ ለእናንተ ንጹሃን ይሆናሉ። ዘመሥዋዕቶሙ ስርናደ ዱቄት  
ዘተሐወከ በዘይት፡ ሠለስቱ ዐሥራት ለውእቱ ጥጃ አሁን፡ ወክልኤቱ  
ዐሥራት ለውእቱ በግ፡ አሁን፡ አሁን፡ ለአንድ በግ፡ ለሰባቱ  
በጎቶ። ወፍዳላ፡ እምክጣሊ፡ አሁን፡ ስለ፡ ኅጢአት፡ ለማስተስረድ፡  
ስለክሙ፡ ዘእንበለ፡ ዘስለ፡ ኅጢአት፡ መስተስረድ፡ ወመሥዋዕተ፡ አሳት፡  
ዘለዘለዓለም፡ መሥዋዕታ፡ ወመስተሰቂያ፡ በከመ፡ ትርጓሜሆሙ፡ ለመዐዛ፡  
ሠናደ፡ መባክ፡ ለእግዚአብሔር።

እና በዚህ በሰባተኛው ወር በአስራ አምስተኛው ቀን ቅዱስ ጥሪ  
ይሆናል ለእናንተ፤ ምንም ባሪያ ሥራ አትሥሩ፤ እና ተጠቀሙ እሷን በዓል  
ለጌታ ሰባት ቀናት። ወታመጽኩ፡ ማዕዳታተ፡ ቍርባን፡ ውስተ፡ ሌሐ፡ ሠናደ፡  
ለእግዚአብሔር፡ በመዓልት፡ ቍዳሚት፡ ላህማተ፡ እምነ፡ አብዕልት፡ ሠለስተ፡  
ወዐሠርተ፡ አባግ፡ ክልኤተ፡ አባግ፡ ዘከሐቲ፡ ዓመት፡ ዐሠርተ፡ ወአርባዕተ፡  
ዘእንበለ፡ ምንተ፡ ደኩኑ። መሥዋዕቶቻቸው በዘይት የተቀላቀለ ስንዴ፣  
ሦስት አሥራቱ ለአንድ ጥጃ፣ ለአሥራ ሦስቱ ጥጃቶች፣ እና ሁለት አሥራቱ  
ለአንድ በግ፣ ለሁለቱ በጎቶ፣ አስረኛ አስረኛ ለአንድ መንጋ፣ ላይ አራት እና  
አስር መንጋዎች። ወከሐደ ጠሊ እምክጣሊ ለኅጢአት፡ ዘእንበለ  
መሥዋዕተ ዘሀሎ ዘለዓለም፡ መሥዋዕቲሆሙ ወመስዋዕተ ሰቲቶሙ።

እና በሁለተኛው ቀን አሥራ ሁለት ጥጃቶች፣ ሁለት በጎቶች፣ አሥራ  
አራት የአንድ ዓመት በጎቶች ያለ ጉድለት። መሥዋዕቶሙ ወሞጻጻቸው

ለላህማን ወለአባግዕ ወለአባግዕ ሳሩያን ቡጉልቄሆሙ ፣ በከመ ትርጓሜሆሙ ። እና አንድ ፍፃል ከፍፃሎቹ ስለ ኃጢአት፣ ከዘለዓለም መሥዋዕት በስተቀር፣ መሥዋዕቶቻቸው እና መስዋዕቶቻቸው።

በሦስተኛው ቀን አሥራ አንድ ጥጃዎቹ፣ ሁለት በጎቹ፣ አሥራ አራት የአመት እድሜ ያላቸው በግዎቹ ያለ ጉድለት። መሥዋዕቶሙ ወሞጃጃቶሙ ለላህማን ወለአባግዕ ወለአባግዕ በቍጽጮሎቹ በከመ ትርጓሜሆሙ። እና አንድ ፍፃል ከ ፍፃሎቹ ስለ ኃጢአት ፣ ከ ዘለዓለማዊ መሥዋዕት በስተቀር ፣ መሥዋዕቶቻቸውና መጠጥ መሥዋዕቶቻቸው።

በአራተኛው ቀን አሥር ጥጃዎቹ፣ ሁለት አውራ በጎቹ፣ አሥራ አራት አንድ ዓመት የሆኑ ያለ ጉድለት በጎቹ። መሥዋዕቲያሎቹ ወመስተደቲያሎቹ ለላህማን ወለአባግዕ ወለአባግዕ ትንካካን በከመ ሳሳቤሆሙ፣ በከመ ትርጓሜሆሙ። ወአሐደ፣ ጠሊ፣ እምአጣሊ፣ ስለ፣ ጎጢአት፣ ዘእንበለ፣ መሥዋዕተ፣ ዘዘወትር፣ መሥዋዕቲያሎቹ፣ ወመሣውዒቲያሎቹ።

በአምስተኛው ቀን ዘጠኝ ጥጃዎቹ፣ ሁለት በጎቹ፣ አሥራ አራት የአንድ ዓመት በጎቹ ያለ ጉድለት። መሥዋዕቲያሎቹ ወመስተዳቲያሎቹ ለጥጃናት ወለአባግዕ ወለአባግዕ ሳሩያን በከመ ትጉልቅሆሙ፣ በከመ ትርጓሜሆሙ። ወአሐደ፣ ጠሊ፣ እምአጣሊ፣ ስለ፣ ጎጢአት፣ ዘእንበለ፣ መሥዋዕተ፣ ዘዘለዓለም፣ መሥዋዕታቲያሎቹ፣ ወመስተዳቲያሎቹ።

በስድስተኛው ቀን ስምንት ጥጃዎቹ፣ ሁለት አውራ በጎቹ፣ አሥራ አራት አመት የሞላቸው ያለ ጉድለት በጎቹ። መሥዋዕቲያሎቹ ወመስተዳቶም ለጥጃት ወለመራሕት ወለአባግዕ በቍጽጮሎቹ በትርጓሜሆሙ። እና አንድ ፍፃል ከፍፃሎቹ ስለ ኃጢአት፣ ከዘለዓለም መሥዋዕት በስተቀር፣ መሥዋዕቶቻቸው እና መስዋዕቶቻቸው።

በሰባተኛው ቀን ሰባት ጥጃዎቹ፣ ሁለት በግዎቹ፣ አሥራ አራት የአንድ ዓመት ዕድሜ ያላቸው በጎቹ ያለ ጉድለት። መሥዋዕቲያሎቹ ወመስተ መባካኦምን ንደማውያን ንካባጊዓን ንካባጊዓን በቍጽጮሎቹ

በትርጓሜአም። ወአሐዲ ጠሊ ከምከጣሊ ለኅጢአት፡ ዘእንበለ  
መሥዋዕተ ዘሀሎ ዘለዓለም፡ መሥዋዕቲሆሙ ወመስዋዕተ ሰቲቶሙ።  
እናም በስምንተኛው ቀን መዝጊያ ጉባኤ ይሆንላቸዷል፤ ምንም ባሪያዊ  
ሥራ በእርሷ አታድርጉ። እና ማቃጠያ መሥዋዕቶቹን ለእግዚአብሔር  
የጣዕም ሸታ መባ መሥዋዕቶቹ ታቀርባላቸው፤ አንድ ጥጃ፣ አንድ በግ፣  
ሰባት የአንድ ዓመት ያለ ጉድለት በጎቹ። መስዋዕታቸው እና መጠጥ  
ቊርባናቸው ለጥጃው እና ለበግ እና ለበጎቹ በቁጥራቸው፣  
በአድራጊቸው። ወአሐዲ፡ ጠሊ፡ ከምከጣሊ፡ ስለ፡ ኅጢአት፡ ዘእንበለ፡  
መሥዋዕተ፡ ዘዘወትር፡ መሥዋዕቲሆሙ፡ ወመሣውዒሆሙ።

እነዚህን ታደርጋላቸው ለእግዚአብሔር በበዓላትአቸው፣  
ከጸሎታትአቸው በስተቀር፣ እና ከፈቃደኛዎቻቸው፣ እና ከሙሉ  
ማቃጠያዎቻቸው፣ እና ከመሥዋዕቶቻቸው፣ እና ከመፍሰሻዎቻቸው፣ እና  
ከድኅንናዎቻቸው።

30

ወተናገረ፡ሙሴ፡ለደቂቀ፡እስራኤል፡በከመ፡ኩሉ፡ዘአዘዘ፡  
እግዚአብሔር፡ለሙሴ። እና ሙሴ ወደ መሳፍንተ ነገዶቹ ደቂቀ  
እስራኤል ተናገረ እያለ፡ ይህ ቃል ዘአዘዘ እግዚአብሔር ነው። ሰው  
ዘደመጽእ ይምሐል ምሕላ ለእግዚአብሔር፣ ወደመጽእ ይምሐል  
መሐላ፣ ወደተወሰን በውሳኔ ስለ ነፍሱ፣ አደረክስ ቃሉን፤ ኩሉ ዘደወጽእ  
እምአፉ ይግበር። ብትሆን ግን ሴት መሸጋገር ለጌታ ትመኝ ወይም  
ስምምነት በአባቷ ቤት በወጣትነቷ ትገድብ እና አባቷ የእርሷን ጸሎቶች  
እና የእርሷን ግዴታዎች እነዚያን በነፍሷ ላይ ያስገደደቸውን ሲሰማ፣ እና  
አባቷ ዝም ሲል፣ ሁሉም የእርሷ ጸሎቶች ይቆማሉ፣ እና ሁሉም  
ግዴታዎች እነዚያን በነፍሷ ላይ ያስገደደቸውን ለእርሷ ይቀራሉ። ግን  
እምቢ እያለ ቢያምስ አባቷ በምትሰማበት ቀን ሁሉንም ጸሎቶቿንና  
ግዴታዎቿን፣ በነፍሷ ላይ ያስገደደቸውን፣ አይቆሙም፤ እናም  
እግዚአብሔር ያነጻታል፣ ምክንያቱም አባቷ አምሶአልና።

ግን ከሆነች ሆና ለወንድ ትሆን፣ እና ጸሎቶቿ በዚህ በከንፈሮቿ መለያየት፣ እነዚያ በነፍሷ ላይ አስቀመጠች፣ ወይሰማ፡-ዘብእሲ፡ዘእያ፡ ወያዕርፍ፡ላቲ፡እንተ፡ይከውን፡መዓልት፡ይሰማ፡ወከማሁ፡ይቀውሙ፡ ኩሎን፡አላ፡ጸሎታት፡ዘእያ፡ወእሙ፡ግዴታት፡ዘእያ፡አለ፡አቀመት፡በእንተ፡ ዘነፍሱ፡ዘእያ፡ይቀውሙ፡። ግን ሰውየዋ በሰማበት ቀን በመቃወም ቢቃወም፣ ሁሉም የእርሷ ጸሎቶች እና በነፍሷ ላይ ያስገደደቻቸው ግዴታዎቿ አይቀሩም፣ ምክንያቱም ሰውየዋ ከእርሷ ነቅፏል፣ እና እግዚአብሔር ያነጻታል፡፡

ወመሐላ፡ ዘመበለት፡ ወዘተወድየት፡ ኩሉ፡ ዘእሙ፡ መሐለት፡ በነፍሳ፡ ደነብሩ፡ ላቲ፡ ብሆን ግን በቤተ ሰውየዋ ውስጥ ጸሎቷ ወይም ትእዛዙ በነፍሷ ላይ በመሐላ ቢሆን፡፡ እና ባልዋ ቢሰማ እና ለእርስዋ ዝም ቢል እና ለእርስዋ ባይቃወም፣ ሁሉም የእርስዋ ጸሎቶች እና በነፍሱ ላይ ያስገደደቻቸው ሁሉም የእርስዋ ግዴታዎች በእርስዋ ላይ ይቆማሉ፡፡ ግን ባሏ በሰማበት ቀን ያስወግዳል ከሆነ፣ ከከንፈሮቿ የወጣው ሁሉ፣ እንደ ጸሎቶቿ እና እንደ ነፍሷ ግዴታዎች፣ አይቀርላትም፣ ባሏ አስወገደው፣ እናም እግዚአብሔር ያነጻታል፡፡ ሁሉ ጸሎት እና ሁሉ መሐላ ማሰሪያ ነፍሱን ለመገዳት፣ የእርሷ ሰው ለእርሷ ያቆማል፣ እና የእርሷ ሰው ያስወግዳል፡፡ ግን ዝም ብሎ ከቀን ወደ ቀን ዝም ብሎ ከቀረ፣ ሁሉንም የአሷን ጸሎቶች ያቆማል፣ እና በአሷ ላይ ያሉትን ግዴታዎች ያቆማል፣ ምክንያቱም በሰማበት ቀን ዝም አለ፡፡ ከሆነ ግን ሰውየው የእርሷ ከሰማበት ቀን በኋላ ያስወገደ ቢያስወግድ፣ ኃጢአቱን ይወስዳል፡፡ እነዚህ ሐጎች እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው፣ በሰው እና በሚስቱ መካከል፣ እና በአባት እና በሴት ልጁ መካከል በወጣትነቷ በአባቷ ቤት፡፡

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ይብል፡፡ አበቀል፡ ዘበቀለ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ እምነ፡ ማድያናውያን፡ ወደኃሪ፡ ትውሰክ፡ ኅበ፡ ሕዝብክ፡፡ ወተናገረ ሙሴ ወይቤሎሙ ለሕዝብ እንደ ይብል፡ አስታጠቁ እምኔክሙ ሰብክ ወተሰለፉ ቅድመ እግዚአብሔር ላዕለ ምድያም ለመፍዳት ፍድየተ

እምነብ እግዚአብሔር ለምድያም። ሺህ ከ ነገድ፣ ሺህ ከ ነገድ፣ ከሁሉ ነገዶች የእስራኤል ልጆች፣ ለመዋጋት ላኩ። ወቄጸሩ፡እምአሐዛበ፡ እስራኤል፡አሐድ፡አሐዛብ፡እምነገድ፡ዐሠርቱ፡ወክልኤቱ፡አሐዛብ፡ትጉሃነ፡ ለውግእ። እና ሙሴ ላካቸው አነርሱን ሺህ ከነገድ፣ ሺህ ከነገድ ከኃይላቸው ጋር፣ እና ፊንሐስ ልጅ ኤልዓዘር ልጅ ኦሮን ካህን፣ እና ቅዱሳን ዕቃዎች፣ እና የምልክት መለከቶች በእጃቸው።

እና በምድያም ላይ ተሰለፉ፣ እንደ ጌታ ለሙሴ ያዘዘው፣ እና ሁሉንም ወንድ ገደሉ። እናም የምድያንን ነገሥታት በአንድ ጊዜ ከቀስለኞቻቸው ጋር ገደሏቸው፤ እና ኤዊን፣ ሬቄምን፣ ጹርን፣ ሁርን፣ ሬባን፣ አምስቱን የምድያን ነገሥታት፣ እና የቤዖር ልጅ በላዓምን በሰይፍ ከቀስለኞቻቸው ጋር ገደሏቸው። እና የምድያምን ሴቶች፣ የአነርሱን ሸክም፣ የአነርሱን እንስሳት፣ ሁሉንም የአነርሱን ንብረቶች፣ እና የአነርሱን ኃይል ዘረፉ። ወኩሎ፡ ሀገራቲሆሙ፡ እለ፡ በመኑታቲሆሙ፡ ወአዕጻዲሆሙ፡ አውዐይዎሙ፡ በእሳት። ወወሰዱ ሁሉን ውርስ የአነርሱን ወሁሉን ምርኮት የአነርሱን ከሰው እስከ እንስሳ። እና ወደ ሙሴ እና ወደ ኤልዓዘር ካህን፣ እና ወደ ሁሉም የእስራኤል ልጆች አመጡ፤ ምርኮኞችን፣ ምርኮኞችን፣ እና ዘረፋውን ወደ ሰፊሩ ወደ አራባት ሞክብ፣ አሱም በዮርዳኖስ ላይ ከኢያሪኮ ጋር ነው። እና ወጸ ሙሴ ወኤልዓዘር ካህን ወኩሎሙ መሳፍንተ ማሳበር ለተቀባልዎሙ አፍኦ ለትዕይንት። ሙሴም በጦር ኃይሉ ተቆጣጣሪዎች ላይ፣ በሺህ አለቆችና በመቶ አለቆች ላይ፣ ከጦርነቱ ጦር ሰፍ በመጡት ላይ ተቆጣጣ። ወአቤ፡ ሎሙ፡ ሙሴ፡ ለምንት፡ አሐየውክሙ፡ ኩሎ፡ ብእሲተ። እነዚህ ለእስራኤል ወገኖች በባላዓም ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያስለውጡና እንዲያስተናግዱ በፎጎር ምክንያት ነበሩ፤ እናም በእግዚአብሔር ጉባኤ ቅጣት ሆነ። እናም አሁን በሁሉም ዘረፋ ውስጥ ያለውን ሁሉንም ወንድ ገደሉ፣ እና ከወንድ ጋር የተገናኘችን ሁሉንም ሴት ገደሉ። ወኩሎ፡ ዘክፀድቀ፡ ዘአንስት፡ እንተ፡ ኢታአምር፡ ምስካብ፡ ተባዕት፡ አሐይውዋ፡ ሎን። እናንተም ከሰፊሩ ውጭ ሰባት ቀናት ትጠበቁ፤ ሁሉ የገደለ እና የነካ የተገደለን በሦስተኛው ቀን እና በሰባተኛው ቀን ይነጻጩ፤ እናንተ እና ምርኮኞቻቸው። ወኩሎ፡ ሸፋን፡ ወኩሎ፡ ንዋይ፡ ዘማእስ፡ ወኩሎ፡ ግብር፡ እምዘማዕዝ፡ ወኩሎ፡ ንዋይ፡ ዘዕፅ፡ ታነጽሑ።

ወደቤ አልዓዛር ካህን ኅበ ሰብኦ ኅይል አለ ደመጽኑ አምውግኦ፡  
ዝንቱ ሕግ ዘአዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ፡፡ ከወርቅ፡ ከብር፡ ከነሐስ፡  
ከብረት፡ ከአርሳስ እና ከቆርቆሮ በስተቀር፡ ሁሉ ነገር በእሳት የሚያልፍ  
ደነጻል፡ ነገር ግን በማጽዳት ውኃ ደነጻል፡ እና በእሳት የሚያልፈው ሁሉ  
በውኃ ደሻገራል፡፡ ወታጠቡ አልባሳተክሙ በሰባተኛ ቀን ወትንጻሑ፤  
ወድሳረ አሉ ትበውኑ ውስተ ትዕይንት፡፡

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ደብል፡፡ ዋናውን ነጥብ የምርኮ  
ዘርፎቹን ከሰው አስከ እንስሳ ውሰድ፡ አንተ እና ኤልዓዛር ካህኑ እና  
የአባቶቹ አለቆቹ የገባኤው፡፡ ወትከፍሉ፡ ዘምርኮ፡ በመካከለ፡ ተዋጋኦት፡  
አለ፡ ወዲሁም፡ ውስተ፡ ውግኦ፡ ወበመካከለ፡ ኩሉ፡ ማሳበር፡፡ ወአንትሙ  
ትነሥኑ ፍጻሜ ለእግዚአብሔር እምነ ሰብኦ ተዋጋኦት አለ ወፅኑ ውስተ  
ግብረ ቀትል፡ አሐተ ነፍሶ እምሳምስ ምኦት፡ እምነ ሰብኦ፡ ወእምነ  
እንስሳ፡ ወእምነ አልህምት፡ ወእምነ አባግዕ፡ ወእምነ አክድግ፡፡ እናም  
ከግማሹ ከእነርሱ ትወስዳላቸው፡፡ እናም ለኤልዓዛር ለካህኑ  
የእግዚአብሔርን የመጀመሪያ ፍሬዎቹ ትሰጣለህ፡፡ እናም ከአስራኤል  
ልጆቹ ግማሹ አንድን ከሃምሳ ከሰዎቹ፡ ከበሬዎቹ፡ ከበጎቹ፡ ከአህዮቹ  
እና ከሁሉም እንስሳት ትወስዳለህ፤ እነርሱንም በጌታ ድንኳን ውስጥ  
ጥበቃን ለሚጠብቁ ሌዋውያን ትሰጣቸዋለህ፡፡

ወአደረገ ሙሴ ወአልዓዛር ካህን በከመ አዘዘ እግዚአብሔር  
ለሙሴ፡፡ ወሆነ፡ ዘይትረፍ፡ ዘምርኮት፡ ዘአምረኩ፡ ሰብኦ፡ ተዋጋኦት፡  
እምአባግዕ፡ ስድስቱ፡ መቶ፡ ሺሕ፡ ወሰብባ፡ ወሳምስቱ፡ ሺሕ፡ እና  
በሬዎቹ ሰባ ሁለት ሺህ፡ እና አህዮቹ፡ አንዲት እና ስልሳ ሺህ፡ ወነፍሳተ  
ሰብኦ እምነ እንስት አለ ኢያአመራ ምስካበ ብእሲ፡ ኩሉ ነፍሳት፡ ክልኤቱ  
ወሠላሳ ሺሕ፡፡ ወሆነ፡ መንፈቁ፡ ከፍሉ፡ ዘአለ፡ ወፅኑ፡ ውስተ፡ ውግኦ፡  
እምኑልቀሆም፡ ዘአባግዕ፡ ወሠላስ፡ ምኦት፡ ወሠላሳ፡ አሕዛብ፡ ወሰብባ፡  
አሕዛብ፡ ወሳምስ፡ ምኦት፡፡ ወኮነ፡ ፍጻሜ፡ ለእግዚአብሔር፡ እምነ፡ አባግዕ፡  
ስድስቱ፡ ምኦት፡ ወሰብባ፡ ወሳምስቱ፡፡ እና በሬዎቹ ስድስትና ሰላሳ ሺህ፡  
እና መጨረሻው ለጌታ ሰባ ሁለት፡፡ ወአህያኒ ሠላሳ ሺህ ወሳምስ ምኦት፡  
ወፍጻሜሁ ለእግዚአብሔር አሐዱ ወስሳ፡፡ እና የሰዎቹ ነፍሳት አስራ  
ስድስት ሺህ፡ እና መጨረሻቸው ለጌታ ሰላሳ እና ሁለት ነፍሳት፡፡

ወሀብ፡ሙሴ፡መጨረሻ፡ለእግዚአብሔር፡መባክ፡ዘአምላክ፡  
 ለኤልባዛር፡ካህን፡በዘመ፡አዘዘ፡እግዚአብሔር፡ለሙሴ። ከ ግማሽ ዘ  
 ደቂቀ እስራኤል፡ ዘ ከፈለ ሙሴ ከ ሰብእ ተዋጋኝት። ወሆነ ግማሹ  
 ከጉባኤው ከበገቶ ሦስት መቶና ሠላሳ ሺህ ወሰባት ሺህ ወአምስት  
 መቶ። ወበገዐ፡ ስድስትና፡ ሠላሳ፡ ሺሕ። አህያዎቹ፡ ሰላሳ ሺህ እና  
 አምስት መቶ፡ እና የሰዎቹ ነፍሳት አሥራ ስድስት ሺህ። እናም ሙሴ  
 ከእስራኤል ልጆቹ ግማሽ ክፍል አንድ ከሃምሳ፡ ከሰዎቹ እና ከእንስሳት  
 ወስጾ፡ የጌታን ድንኳን ጥበቃ ለሚጠብቁ ሌዋውያን ሰጣቸው፡ ጌታ  
 ለሙሴ እንደ አዘዘው።

ወመጡ ጎበ ሙሴ ኩሎሙ አለ ተሠደሙ ውስተ መቶታት ዘጎደል፤  
 መላእክተ አሕዛብ ወመላእክተ መቶት። ወደቤልዎ ለሙሴ፡ ገብርትከ  
 ነሥኩ ርእሰ ቄዳሬ ደቂቀ ሰብእ ተዋጋኝት አለ ምስሌነ፡ ወአልቦ  
 ዘተሐጎለ እምኔሆሙ አሐዱኒ። ወአምዳእነ መባክ ለእግዚአብሔር፤  
 ብእሲ ዘረከበ ንዋየ ወርቅ፡ መጽወር፡ መጽወረ እግር፡ ቀለብት፡ መጽወረ  
 እዴ፡ ወመጽወረ ክሳድ፡ ለማስተሰረደ በእንተ እኪትነ ቅድመ  
 እግዚአብሔር። ወወሰደ ሙሴ ወኤልባዛር ካህን ወርቀ እምኔሆሙ፡  
 ኩሉ ንዋይ ዘተገብረ። ወሆነ ኩሉ ወርቅ መባክ ዘአውፅኡ  
 ለእግዚአብሔር ዐሥራ ወስድስቱ ሺሕ ወሰብዑ ምኝት ወጎምሳ  
 ሲቅሎስ እምጎበ መላእክተ ሺሕ ወእምጎበ መላእክተ ምኝት።  
 ወእሙንቱ፡ ብእሳን፡ ተዋጋኝት፡ ዘረፏ፡ ኩሉ፡ ለርእሱ። ወነሥኩ፡ሙሴ፡  
 ወኤልባዛር፡ካህን፡ወርቀ፡እምጎበ፡መላእክተ፡አሕዛብ፡ወእምጎበ፡  
 መላእክተ፡ምኝት፡ወአብኩ፡ኪያሁ፡ውስተ፡ደብተራ፡ስምዕ፡መዝከረ፡  
 ለደቂቀ፡እስራኤል፡ቅድመ፡እግዚአብሔር።

ወእንስሳ ብዙሳ ውክቱ ለደቂቀ ሮቤል ወለደቂቀ ጋድ፡ ብዙሳ ጥቀ።  
 ወርእዩ ምድረ ያዕዜር ወምድረ ገላአድ፡ ወውክቱ መካን መካን ለእንስሳ።  
 ወመጥተው የሩቤን ልጆቹና የጋድ ልጆቹ ወደ ሙሴ፤ ወደ ኤልባዛር  
 ካህን፤ እና ወደ የጉባኤው አለቆቹ እንዲህ ብለው አሉ፤ አታሮት፤ ዳደቦን፤  
 ያዜር፤ ኒምራ፤ ሔሴቦን፤ ኤልባሌህ፤ ሴባማ፤ ነቦ፤ ወባያን። መሬት

ዘክሰጠ እግዚአብሔር ቅድመ ደቂቀ አስራኤል፤ መሬት ለአንስሳት ይኸውን፤ ወለደቁቅከ እንስሳት ሀሎ። እና እንዲህ ይላሉ፤ ከሆነ በሬትህ ፀጋ አግኝተናል፤ ይህች ምድር ለአገልጋዮቻህ በይዘታ ትሰጥ፤ እና ዮርዳኖስን አታሻግረን።

ወይቤ ሙሴ ለደቂቀ ጋድ ወለደቁቀ ሮቤል፡ አጎዊከሙ ይሐውሩ ውስተ ቀትል ወአንትሙኬ ትነብሩ ህዩ። እና ለምንድን ነው የአስራኤልን ልጆች አስምሮ ታስተጋጉላላችሁ እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን ምድር እንዳይሻገሩ አባቶቻቸው እንደዚህ አላደረጉም፤ እነርሱን ምድሩን ለመረዳት ከቃዴሽ ባርኔ ስላክሁአቸው? እና ወደ የወይን ስንብት ሸለቆ ወጡ፤ እና መሬቱን ተመለከቱ፤ እና የአስራኤልን ልጆች ልብ አስተላለፉ፤ ጌታ ላቸው የሰጣቸውን መሬት እንዳይገቡ። እና እግዚአብሔር በዚያ ቀን በቁጣ ተቈጣ፤ እናም መሐለ እንዲህ ብሎ፡ ብእንተ ደጌኩ እሙንቱ ሰብእ እሙንቱ ዘርጉ እምነ ግብጽ፡ እምነ ዕሥራ ዓመት ወለዕሉ፡ እሙንቱ ዘያአምሩ ሠናዩ ወአኩዩ፡ ምድረ እንተ መሐልኩ ለአብርሃም ወይስሐቅ ወያዕቆብ፡ አኮ እስመ ተለውዎ ድሳጌዬ።

ከቀረ ካሌብ ልጅ የፎንጌ ዘተለየ፤ ወኢየሱስ ዘናዌ፤ እስመ ተከተሉ ድሳረ እግዚአብሔር። ወተቈጣ እግዚአብሔር በቍጣ ላይ አስራኤል፤ ወአበተተሎሙ በምድረ በዳ አርባዕቱ ዓመት፤ እስከ ተሳጠ ኩሉ ትውልድ እለ ይገብሩ አኩዩ ቅድመ እግዚአብሔር። እነሆ በአባቶቻቸው ምትክ ተነስታችኋል፤ የኃጢአተኞች ሰዎች ውድመት፤ የጌታን ቁጣ በአስራኤል ላይ ገና ለመጨመር። ምክንያቱም ከእርሱ ትመለሳላችሁ፤ እንደገና በምድረ በዳ እርሱን ለመተው ትጨምራላችሁ፤ እናም በዚህ ሁሉ ጉባኤ ላይ በደል ትሠራላችሁ።

ወመጡ ጎቤሁ፡ ወይቤልዎ፡ ጎብስተ፡ አባግዕ፡ ንሐንጽ፡ ዝዩ፡ ለእንስሳነ፡ ወአህጉረ፡ ለቤተሰቦቻነ። ወእመንሂ፡ተዐጠቅነ፡ዕቀባ፡ ቀዳሚያን፡ዘደቁቀ፡አስራኤል፡እስከ፡ዘናመጽኦሙ፡ጎብ፡ዘርእሱሙ፡መካን፡ ወትነብር፡እንተ፡ንዋየነ፡ውስተ፡አህጉር፡ዘተከለላ፡በእንተ፡አለ፡ይነብሩ፡ ምድረ። አይ እንመለስ ወደ ቤቶቻችን እስከ ደቂቀ አስራኤል ይከፈሉ፤ እያንዳንዱ ወደ ርስቱ። እናም፡ወደ፡ኋላ፡በእነርሱ፡ከዮርዳኖስ፡ማዶ፡አና፡

ከዚያ፡ በላይ፡ አንደኛው፡ ምክንያቱም፡ የእኛን፡ ድርሻዎቻችን፡ በዮርዳኖስ፡ ማዶ፡ በምሥራቅ፡ ተቀብለናል።

ወስመረ፡ ሙሴ፡ ጎብ፡ አሙንቱ፡ አመ፡ ትገብሩ፡ በከመ፡ ዝንቱ፡ ቃል፡ አመ፡ ትትዐየኑ፡ ቅድመ፡ አግዚአብሔር፡ ለውግእ። እና የእናንተ ሁሉ የታጠቀ ሰው የዮርዳኖስን በአግዚአብሔር ፊት ያልፋል፤ እስከ ጠላቱ ከፊቱ እስኪጠፋ ድረስ። ወተገዛ ምድር ቅድመ አግዚአብሔር፤ ወድሳረ እሉ ትገብሉ። ወትኩኑ ንጹሐን ቅድመ አግዚአብሔር ወእምነ እስራኤል፤ ወትኩን ዛቲ ምድር ለከሙ በርስት ቅድመ አግዚአብሔር። ግን ከሆነ እንደዚህ ካልሰራችሁ፤ በአግዚአብሔር ፊት ትበድላላችሁ፤ እና ጎጢአታችሁን ታውቃላችሁ፤ እኩይ ሲይዘችሁ። እናንተም ለራሳችሁ ለሸክማችሁ ከተሞችን ትሰራላችሁ፤ እንዲሁም ለከብቶቻችሁ እርሻዎችን ትሰራላችሁ፤ እናም ከአፋችሁ የሚወጣውን ታደርጋላችሁ።

ወይቡ ደቂቀ ሮቤል ወደቂቀ ጋድ ጎበ ሙሴ እንዘ ይብሉ፡ አግብርትከ ይገብሩ በከመ አግዚእነ ደኤ ዝዝ። ሸንጣችን እና አንስቶቻችን እና ኩሉ እንስሳችን በገላክድ ከተማት ውስጥ ይሆናሉ። ግን ልጆቻህ ሁሉ የታጠቁ እና የተሰለፉ በአግዚአብሔር ፊት ወደ ጦርነት ይሻገራሉ፤ እንደ ጌታ የሚለው።

እና ሙሴ ላቸው አቋቋመ ኤልዓዛርን ካህኑን፤ እና ኢየሱስን የናጭ ልጅን፤ እና የእስራኤል ነገዶች የቤተሰቦች አለቆችን። ወይቤ፡ ጎቤሆሙ፡ ሙሴ፡ አመ፡ ዐደዉ፡ ደቂቀ፡ ሮቤል፡ ወደቂቀ፡ ጋድ፡ ምስሌክሙ፡ ዮርዳኖስ፡ ኩሉ፡ ዘተዐጠነ፡ ውስተ፡ ቀትል፡ ቅድመ፡ አግዚአብሔር፡ ወትትዐገሙ፡ ምድረ፡ ቅድሜክሙ፡ ወትሁብዎሙ፡ ምድረ፡ ገላክድ፡ በርስት። ካልሆነ ግን የታጠቁ ሆነው ከእናንተ ጋር በአግዚአብሔር ፊት ወደ ጦርነት ካልሻገሩ፤ ሸክማቸውን፤ ሴቶቻቸውን፤ እና እንስሳቶቻቸውን ከእናንተ በፊት ወደ ከናኦን ምድር ታሻግሩ፤ እና በእናንተ ጋር በከናኦን ምድር አብረው ይወርሳሉ። እና የሮቤል ልጆች እና የጋድ ልጆች መለሱ እንዲህ ብለው፡ አግዚአብሔር ለአገልጋዮቹ የሚለውን ሁሉ እኛ እንደዚሁ እናደርጋለን። ንሐና ታጥቀን በአግዚአብሔር ፊት ወደ ከነዓን ምድር እንሻገራለን፤ እናንተም ይዘታውን በዮርዳኖስ ማዶ ትሰጡናላችሁ።

እና ሙሴ ሰጠላቸው ለጋድ ልጆቹ፣ ለሮቤል ልጆቹ፣ እና ለምናሴ  
 ነገድ ግማሽ የዮሴፍ ልጆቹ፣ የሲሆን የአሞራውያን ንጉሥ መንግሥት፣  
 እና የኦግ የባሳን ንጉሥ መንግሥት፣ ምድሩን እና ከተሞቹን ከድንበሮቹ  
 ጋር፣ የምድራን ከተሞቹ በዙሪያ። እና የጋድ ልጆቹ ዳደባን፣ አታሮትን፣  
 እና አሮኤርን ሰነዩ። ወዘሶፋር፣ ወዘያዜር፣ ወአልዐልዋ፣ ኪያሆን።  
 እንዲሁም ናምራምን፣ እና ባይታራንን፣ የተመሰረቱ ከተሞቹ፣ እና የበጎቻ  
 አጽዋር። ወደቂቁ፣ ለሮቤል፣ ሐነዱ፣ ሔስባንሃ፣ ወኤልዓሌሃ፣  
 ወቂርያታይምሃ። እና የተከበቡትን ቤልሜዶን እና ሴባማን፣ እና አነርሱ  
 እንደ ስሞቻቸው የሠሩዋቸውን ከተሞቹ ስሞቹ ሰየሙ። ወሄደ ልደ  
 ማኪር ወልደ ምናሴ ወገላክድ፣ ወነሥኦ፣ ወአጥፋ ለአሞራዊ ዘይነብር  
 ውስቴታ። ወሀበ፣ ሙሴ፣ ገላክድ፣ ለማኪር፣ ወልደ፣ መናሴ፣ ወጎደረ፣ ህዩ።  
 እና ያኢር የምናሴ ሄደ፣ እና የአነርሱን አርሻዎቻቸው ወሰደ፣ እና አነርሱን  
 አርሻዎቻቸው ያኢር ብሎ ሰየመ። እና ናባው ሄደ፣ ቃኦትንና መንደሮቹን  
 ወሰደ፣ እና በስሙ ናባት ብሎ ሰየማቸው።

### 33

እና እነዚህ የአስራኤል ልጆቹ ደረጃዎቻቸው ናቸው፣ እንደወጡ ከግብጽ  
 ምድር በአነርሱ ኃይል በሙሴና በአሮን አጅ። ወጸሐፊ ሙሴ  
 መውጻኝቸው ወመዐርጎሙ በቃለ እግዚአብሔር፣ ወአሉ መዐርግ  
 ምግባሮሙ። ተነሡ እምራሜሴ በወርሳ ቀዳማዊ፣ በአሥራ ጎምስተ  
 መዓልት ዘወርሳ ቀዳማዊ፣ በሳኒታ ዘፋሲካ ወፅኦ ደቂቀ አስራኤል በእድ  
 ልዕልት ቅድመ ኩሎሙ ግብጽ። እናም፣ ግብጻውያን፣ ከአነርሱ፣ ሙታንን፣  
 ሁሉ፣ እነዚያን፣ እግዚአብሔር፣ የመታቸውን፣ ሁሉንም፣ በኩር፣ በግብፅ፣  
 ምድር፣ ደቀብሩ፣ ነበር፣ እናም፣ በአማልክቶቻቸው፣ ላይ፣ እግዚአብሔር፣  
 ቀጣትን፣ አደረገ። እናም ደቂቀ አስራኤል ከራሜሴስ ተነስተው  
 ወጥተው በሶኮት ተሰደዱ። እና ከሶኮት ከወጡ በኋላ፣ ወደ ቡታን  
 ተሰደዱ፣ እሱም የምድረ በዳው አንድ ክፍል ነው። እና ከቡታን ተነሱ፣  
 እና በኤደሮት አፍ ላይ ተጣበቁ፣ እሱም ከበዔልሴፎን ተቃራኒ ነው፣ እና  
 ከማግዶሎ ተቃራኒ ተጣበቁ። እና ከኤደሮት ፊትለፊት ተነሱ፣ እና  
 የባህሩን መካከል አቋርጠው ወደ ምድረ በዳ ገቡ፣ እና በምድረ በዳው  
 ውስጥ የሦስት ቀናት መንገድ ሄዱ፣ እና በጳቅርያስ ተሰፈሩ። እናም

ከመራራ ውሆቸ ተነሥተው ወደ ኤሊም መጡ፤ በኤሊም ደግሞ አሥራ ሁለት የውሃ ምንጮቻቸው ሰባ የመዝገብ ዛፍ ግንዶቻቸው ነበሩ፤ እዚያም በውኑ ዳር ተሰደዱ። እና ከኤሊም ተነሱ፤ እና በቀይ ባሕር ዳርቻ ተጋደሙ። እና ከቀይ ባህር ተነሱ፤ እና በሲና ምድረ በዳ ተሰደዱ።

ወሐሩ፡ እምነ፡ ገዳመ፡ ሲን፡ ወአጎደሩ፡ በረፋቃ። ወተነሥኩ፡ እምራፋካ፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡አይሉስ። እና ከአይሉስ ተነሱ፤ በራፊዲን ተጣበቁ፤ እዚያም ለሕዝቡ የሚጠጡት ውሃ አልነበረም። ወሐሩ፡ እምራፊዲን፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ገዳመ፡ ሲና፡ እና ከሲና በዳ ተነሱ፤ እና በምኩራብ መቃብር ጎደሩ። እና ከምኞት መቃብራት ተነሱ፤ እና በአሴሮት ተጋሩ። ወተነሥኩ እምአሴሮት ወጎደሩ በራታማ።

ወተነሥኩ፡እምራታማ፡ወጎደሩ፡በራሞን፡ፋራስ። ወተነሥኩ እም ራሞን ፋራስ ወጎደሩ ውስተ ሌቦና። ወአነሱ፡ እምሌቦና፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ራሳን። ወሐሩ፡ እምራሳን፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ማከላት። ወሐሩ፡ እም፡ መከላት፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ሳፋር። ወተነሥኩ፡እምሳፋር፡ወጎደሩ፡ ውስተ፡ካራዳት። ወሐሩ፡ እምካራዳት፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ማቄሎት። እና ከማቄሎት ተነሱ፤ እና በቃጣኦት ተሰደዱ። ወተነሥኩ እምቃጣኦት፡ ወጎደሩ፡ ውስተ፡ ታራት። ወተነሥኩ፡ እም፡ ታራት፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ማቴካ። ወተነሥኩ፡እምነ፡ማቴካ፡ወጎደሩ፡ውስተ፡ሴልሞና። ወወዱ እምሴልሞና ወጎደሩ ውስተ ማሱሩት። ወተነሥኩ፡እም፡ማሱሩት፡ ወጎደሩ፡ውስተ፡ቦና። ወተነሥኩ፡እምቦና፡ወጎደሩ፡ውስተ፡ደብረ፡ ጋድጋድ።

ወተነሥኩ እምደብረ ገድገድ፡ ወጎደሩ ውስተ ዮጥባታ። ወተነሥኩ፡ እምኤጤባታ፡ወጎደሩ፡ውስተ፡ኤብሮና። ወሐሩ፡ እምኤብሮና፡ ወአጎደሩ፡ ውስተ፡ ገሲዮን፡ ጋቤር። ወተነሥኩ እም ገዚዮን ገበር ወጎደሩ በውስተ ገዳመ ሲን፡ ወተነሥኩ እም ገዳመ ሲን ወጎደሩ ውስተ ገዳመ ፋራን፡ ደከቲ ቃዴስ ። እና ከቃዴሽ ሄዱ፤ እና በሆር ተራራ ላይ በኤዶም ምድር አቅራቢያ ተሰደዱ።

ወወጣ፡ አሮን፡ ካህን፡ በትእዛዝ፡ እግዚአብሔር፡ ወሞተ፡ ህፃ፡ በአርባዕቲ፡ ዓመት፡ ለውጻኤ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ እምድረ፡ ግብጽ፡ በወርጎ፡ ኃምስ፡ በአሐቲ፡ ለወርጎ፡ እና አሮን የሦስት እና ሃያ እና መቶ ዓመት ነበረ፤ በሆር ተራራ ላይ ሲሞት፡ እና ሰምቶ ዘከናኒ ንጉሥ አራድ፤ ወይህም ደኖር ነበር በከናኦን ምድር፤ ደቂቀ እስራኤል ሲገቡ ነበር፤ እና ከሆር ተራራ ተነሱ፤ እና በሰልሞና ተሰደዱ፡፡ እና ከሴልሞና ተነሱ፤ እና በፊኖን ተሰደዱ፡፡ እና ከፊኖን ተነሥተው በኦቦት ተሰደዱ፡፡

ወወጡ እምኦቦት፡ ወጎደሩ በጋይ፡ በማዕድት ዲቦ አድባረ ሞከብ፡፡ ወተለዩ፡ እምነ፡ ጋኢ፡ ወአድረዩ፡ ውስተ፡ ዳይቦን፡ ጋድ፡፡ እና ከዲቦን ጋድ ተነሱ፡፡ እና በገልሞን ደብላታይም ተጣበቁ፡፡ ወወጡ እምገልሞን ደብላታይም፡ ወጎደሩ ላዕለ አድባር አባሪም፡ ቅድመ ናባው፡፡ እና ከአባሪም ተራሮቹ ተነሱ፡፡ እና በሞከብ ምዕራብ ተሰፈሩ፡፡ በኖርዳኖስ ላይ ኢያሪኮን ተቃርበው፡፡ እና ተዐዩኑ እምነ ኖርዳኖስ መካከለ አይሲሞት እስከ በልሳ ዘበምዕራብ ሞከብ፡፡

ወተናገረ፡ እግዚአብሔር፡ ምስለ፡ ሙሴ፡ በምዕራብ፡ ሞከብ፡ ጎበ፡ ኖርዳኖስ፡ ቅድመ፡ ኢያሪኮ፡ እንዘ፡ ደብል፡፡ ለእስራኤል ወልዶቹ ተናገር፤ እና ወደ እነርሱ እንዲህ ትላለህ፡ እናንተ ኖርዳኖስን ተሻግራችሁ ወደ ከነዓን ምድር ትገባላችሁ፡፡ እናም ከፊታችሁ በምድሩ ውስጥ የሚኖሩትን ሁሉ ታጠፋላችሁ፤ የእነርሱን ጠባቂ ቦታዎች ታወግዳላችሁ፤ የተለወሱትን ጣዖታቸውን ሁሉ ታጠፋላችሁ፤ እና የእነርሱን ምሰሶች ሁሉ ታወግዳላችሁ፡፡ እናንተ ሁሉንም በምድሩ የሚኖሩትን ታጠፋላችሁ፤ እና በእርሷ ትኖራላችሁ፤ ለእናንተ መሬታቸውን በእግ ሰጥቻችኋለሁ፡፡ እናንተም የእነርሱን ምድር በዕጣ እንደ ነገጾቻችሁ ትወርሳላችሁ፤ ለብዙዎቹ ደዘታቸውን ታበዙላቸዋለህ፤ እና ለጥቂቶቹ ደዘታቸውን ታጠቡላቸዋለህ፤ ስሙ የሚወጣበት ወደ ያ፡ እዚያ የእርሱ ይሆናል፤ እንደ የአባቶቻችሁ ነገጾች ትወርሳላችሁ፡፡ ካልሆነ ግን እነዚያን ነዋሪዎች ከምድሩ ላይ ከፊታችሁ ካለጠፋችሁ፤ እነዚያ ከእነርሱ የምትተዉት በአደናችሁ እሾህ እና በጎኖቻችሁ ቀስቶች ይሆናሉ፤ እና በምትኖሩበት ምድር ላይ ደጠሉአቸዱ፡፡ እና እንደ እነርሱን ለማድረግ የወሰንኩት ሁሉ፤ እናንተንም እንደዚህ አላደርጋችኋለሁ፡፡

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ ይብል። አዝዝ ለእስራኤል ልጆቹ፣ እና ወደ እነርሱ ትላለህ፣ እናንተ ወደ ከነዓን ምድር ትገባላችሁ፣ ይህን ለእናንተ ርስት ትሆናለች፣ የከነዓን ምድር ከድንበሮቿ ጋር። ወይሆን፣ ለእናንተ፣ ገቡ፣ ዘጎቡ፣ ደቡብ፣ እምግዳሙ፣ ሲን፣ እስከ፣ ዘይከተል፣ ኤዶም፣ ወይሆን፣ ለእናንተ፣ አድባር፣ ጎብ፣ ደቡብ፣ እምክፍለ፣ ባሕረ፣ ጨው፣ እምምሥራቅ። ወይከብብ እናንተን ደንበራት ከደቡብ ወደ መውጫ አቅራቢን፣ ወይሐልፍ እናክ፣ ወይሆን መውጫው ወደ ደቡብ ቃዴሽ ዘባርኔ፣ ወይወጣ ወደ መንደር አራድ፣ ወይሐልፍ አሴሞና። እና ድንበሮቹ ከአሴሞና ጅረት ግብጽ ይከበባሉ፣ እና መውጫው ባሕር ይሆናል። እና የባሕር ድንበሮቹ ለእናንተ ይሆናል፣ ታላቋ ባሕር ትገድባለች፣ ይህ ለእናንተ የባሕር ድንበሮቹ ይሆናል።

እና ይህ ይሆናል ለእናንተ ድንበሮቹ ወደ ሰሜን፣ ከታላቁ ባሕር ትለኩ ለራሳችሁ እስከ ተራራው ተራራው። እናም ከተራራው ተራራውን ላቸው ትለካላችሁ፣ ወደ ሐማት የሚገቡ፣ እና መውጫው ድንበሮቹ ሳራዳክ ይሆናል። ድንበሩ ወደ ደፍሮና ይወጣል፣ መውጫውም አርሴናኪን ይሆናል፣ ይህም ከሰሜን የእናንተ ድንበር ይሆናል። እና ድንበሮቹ ከሴጌፋማር በላ ከምሥራቅ ወደ ምንጮቹ ይወርዳሉ፣ እና ድንበሮቹ በላ ከባሕረ ኪነጌት ጂርባ ከምሥራቅ ይወርዳሉ። እና ድንበሮቹ ከሴፋማር በላ ከምሥራቅ ወደ ምንጮቹ ይወርዳሉ፣ እና ድንበሮቹ በላ በኪነጌት ባሕር ጂርባ ከምሥራቅ ይወርዳሉ። ወይወርድ፣ አድባሩ፣ ላዕለ፣ ዮርዳኖስ፣ ወይከውን፣ መውዳኩ፣ ባሕረ፣ ጨው፣ ዛቲ፣ ትኩራት፣ ክሙ፣ ምድር፣ ወአድባሪ፣ በዙሪያ።

እና ሙሴ ለእስራኤል ልጆቹ አዝዘ እንዲህ አያለ፣ ይህ ምድር በዕጣ የምትወርሷት ናት፣ እግዚአብሔር ለዘጠኙ ነገዶች እና ለምናሴ ግማሽ ነገድ እንዲሰጣት በአዝዘው መንገድ። ምክንያቱም የሮቤል ልጆች ነገድ፣ እና የጋድ ልጆች ነገድ በአባቶቻቸው ቤቶቹ፣ እና የምናሴ ግማሽ ነገድ ድርሻቸውን ተቀበሉ። ሁለት ጎሳዎችና ግማሽ ጎሳ ድርሻቸውን ከዮርዳኖስ ማዶ በኢያሪኮ አቅራቢያ ከደቡብ በምስራቅ ወሰዱ።

ወነገረ እግዚአብሔር ለሙሴ አንዲህ ብሎ። እነዚህ ሰሞቹ ናቸው የሰዎች፣ እነዚያ ደወርሱላቸው መሬቱን፣ ኤልባዛር ካህኑ እና ኢየሱስ የናዌ። ወአንድ መሳፍንት ከነገድ ትወስዳላቸው ምድሩን ለአናንተ ለመውረስ።

እና እነዚህ ሰሞቹ የሰዎቹ ናቸው፣ የደሁዳ ነገድ፣ ካሌብ ልጅ ደፎኔ። የሲሜዎን ነገድ፣ ሳላሚኤል ልጅ ሴሚኦድ። ለነገድ ቤንያም፣ ኤልዳድ ወልድ ካስሎን። የዳን ነገድ፣ መሪ ባክኪር ልጅ አግሊ። ከኖሴፍ ልጆች ከማናሴ ልጆች ነገድ፣ አለቃ አኒኤል የሱፊ ልጅ። የኤፍሬም ልጆች ነገድ፣ መሪ ቀሙኤል የሰባታን ልጅ። ለዘቡሎን ነገድ፣ መሪ ኤልሳፋን የፋርናክ ልጅ። የደሳለኝ የወንዶች ልጆች ነገድ፣ መሪው ፋልጢኤል የዶዛ ልጅ። የአሴር ልጆች ነገድ፣ አለቃ አኪኖር የሰለሚ ልጅ። ለነፍታሊ ነገድ፣ መሪ ፋዳኤል የኢያሚዑድ ልጅ።

እነዚህን እግዚአብሔር አዘዘ ለእስራኤል ልጆች በከናክን ምድር ለመከፋፈል።

### 35

እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ በሞዓብ ምዕራብ፣ ከኖርዳኖስ ወንዝ አጠገብ በኢያሪኮ አቅጣጫ ተናገረ እያለ፤ ሥዕል ለውሎደ እስራኤል ወደሁቡ ለሌዋውያን እምክፍሎተ ደዘቶሙ አህጉረ ለመንበር፤ ወአጽናፊ አህጉር ዐውደ ኪያሆሙ ደሁቡ ለሌዋውያን። ወ ደሁቡ ላቸው እነዚያ ከተሞቹ ለመኖር ፣ ወ እነዚያ አጥሮቹ የአነርሱ ደሁቱ ለእነዚያ ከብቶቻቸው ፣ ወ ለሁሉ እነዚያ አራት እግረኞቻቸው ። እና የከተሞቹ አጎራባቸው አካባቢዎቹ፣ ዘትሰጡ ለሌዋውያን፣ ከከተማው ግድግዳ እና ውጭ ሁለት ሺህ አማት በዙሪያ። እና ከከተማው ውጭ ወደ ምሥራቅ ጎን ሁለት ሺህ አንዳንድ፣ ወደ ደቡብ ጎን ሁለት ሺህ አንዳንድ፣ ወደ ባሕር ጎን ሁለት ሺህ አንዳንድ፣ ወደ ሰሜን ጎን ሁለት ሺህ አንዳንድ ትመዝናላቸው፤ እና ከተማዋ በመካከላቸው ትሆናላች ለአናንተ፣ እና እነዚህ ድንበሮቹ ናቸው የከተሞቹ። እና፣ ከከተማታትሁ፣ ትሁቡ፣ ለሌዋውያን፣ ዘስድስተ፣ ከተማታት፣ መጠጊያ፣ አለተ፣ ትሁቡ፣ ለመሰደድ።

ህፃ፡ ለዘቀተለ፡ ወወደ፡ እነዚህ፤ አርባዓ፡ ወክልሌተ፡ ከተማታት። ሁሉን ከተሞቹ ለሌዋውያን ትሰጣላቸው፤ አርባ ስምንት ከተሞቹ፡ እነዚህን እና መስተጋብሮቻቸውን። እና፡ አህጉረ፡ አለ፡ ትሁቡ፡ አምነ፡ ርስተ፡ ደቂቀ፡ አስራ-ኤል፡ አምነ፡ አለ፡ ብዙኃን፡ ብዙኃን፡ ወአምነ፡ አለ፡ ሳዳጣን፡ ሳዳጣ፡ ኩሉ፡ በከመ፡ ርስቱ፡ ዘ፡ ደወርሱ፡ ደሁቡ፡ አምነ፡ አህጉሪሆምሙ፡ ለሌዋውያን።

ወነገረ አግዚአብሔር ወደ ሙሴ እንዲህ ብሎ። ለአስራ-ኤል ወልዶቹ ተናገር፡ እና ወደ አነርሱ እንዲህ ትላለህ፡ እናንተ ዮርዳኖስን ተሻግራቸው ወደ ከነዓን ምድር ትገባላችሁ። ወትለዩ፡ለእንትሙ፡ሎሙ፡ አህጉረ፡መጠጊያተ፡ደኩን፡ለእንትሙ፡ለምጥጋይ፡ህፃ፡ቀታሊ፡ኩሉ፡ዘመቶ፡ ነፍሱ፡ዘእንበለ፡ፈቃዱ። ወይሆኑ እነዚያ ከተሞቹ ለእናንተ መሸሸጊያዎቹ ከደም በቀል ሰሪ፡ ወእነዚያ ገዳይ አስከ በጉባኤ ፊት ለፍርድ አስኪቆም ድረስ አይሞትም። ወአህጉር፡ አለ፡ ትሁቡ፡ አማንቱ፡ ሰዱስተ፡ አህጉር፡ መጠጊያት፡ ደኩኑ፡ ለከሙ። ሦስቱን ከተማዎቹ ከዮርዳኖስ ማዶ ትሰጣላችሁ፤ እና ሦስቱን ከተማዎቹ በከነዓን ምድር ትሰጣላችሁ።

መሸሸጊያ ደሆናል ለአስራ-ኤል ልጆቹ፤ እና ለመጻተኛ፤ እና ለእናንተ ዘንድ ላለው መጻተኛ፤ እነዚህ ከተሞቹ ወደ መሸሸጊያ ደሆናሉ፤ ሳያስብ ነፍስን ለመታ ሁሉ አዚያ ለመሸሸ።

ግን ከሆነ በብረት አቃ ቢመታው እና ቢሞት፤ ገዳይ ነው፤ ገዳዩ በሞት ይገደል። ግን ቢሆን በአጅ ባለው ድንጋይ በአሱ የሚሞትበት፤ ቢመታው እና ቢሞት፤ ገዳይ ነው፤ ገዳዩ በሞት ይገደል። ግን ቢሆን በእንጨታዊ ዕቃ ከአጅ ከአሱ በአሱ ይሟል፤ ይመታው፤ እና ቢሞት፤ ገዳይ ነው፤ ገዳዩ በሚት ይገደል።

የደም መበቀያው ደህ ነው የገደለውን ይገድላል፤ መቼ ሲገናኘው ይገድለዋል። ግን ብዩን በጠላትነት ቢገፋው እና ከድብቅ ማንኛውንም ዕቃ ላይው ቢወረውር እና ቢሞት፤ ወይስ በቀጣ በአጅ መታው እና ቢሞት፤ የመታው በሞት ይቀጣ፤ ገዳይ ነው፤ ገዳዩ በሞት ይቀጣ፤ የደሙ ተበቃይ ገዳዩን ሲገናኘው ይገድለዋል።

ግን ድንገት፣ በጠላትነት አይደለም የገፋው አርሱን፣ ወይም ወረወረበት ማንኛውንም ዕቃ፣ ከድብቅ አይደለም፣ ወይም በማንኛውም ድንጋይ በዚህ ውስጥ ይሞታል በእሱ ላይ፣ ሳያውቅ፣ እና ይወድቃል በእሱ ላይ፣ እና ይሞታል፣ እሱ ግን የእሱ ጠላት አልነበረም፣ ወይም እየፈለገ ለመገዳት እሱን። ወይፈርድ ጉባኤው በመታው እና በደሙ ተበቃይ መካከል በእነዚህ ፍርዶች። ወትነግድ ማኅበር ለቀታይ እምነ ተቀራቢ ደም፣ ወያመጽ እም ማኅበር ውስተ ሀገረ መጠጋያሁ ተበ ጠገዩ፣ ወይነብር ህዩ እስከ ይመውት ካህን ዐቢይ ዘመስሕዎ በቅብእ ቅዱስ።

ግን ገዳዩ ወደ እዚያ የሸሸበት የከተማዋ ድንበሮች ከሆነ ቢወጣ እና የደሙ ተበቃይ ከመሸሸጋያ ከተማው ድንበር ውጭ አገኘው፣ እና የደሙ ተበቃይ ገዳዩን ቢገድል፣ ጥፋተኛ አይደለም። በመሸሸጋያ ከተማ ውስጥ ይኑር እስከ ታላቁ ካህን እስኪሞት ድረስ ፣ እና ታላቁ ካህን ከሞተ በኋላ ፣ ገዳዩ ወደ የደዘታው ምድር ይመለሳል ።

ወእነዚህ፡ደሆኑ፡ለእናንተ፡ሕግ፡ፍርድ፡ለትውልዶቻቸው፡በሁሉ፡ መኖሪያዎቻቸው። ሁሉ ነፍሱን የመታ፣ በምስክሮች ገዳዩን ትገድላለህ፣ እና አንድ ምስክር በነፍስ ላይ ለመሞት አይመሰክርም። እናም ቤዛ አትወስዱ ስለ ነፍስ ከገዳዩ ጥፋት ሆኖ ሊገደል፣ በሞት እንጂ ይገደል። አትወስዱ ቤዛ ወደ የጥገኝነት ከተሞች ለመሸሸ፣ እንደገና በምድር ላይ ለመኖር፣ እስከ ታላቁ ካህን እስኪሞት ድረስ። እናም አትግደሉ ዘምድርን እንተ ትነብሩባ ፣ እስመ ደም ዝንቱ ይገድል ዘምድርን ፣ ወኢትሰረይ ምድር እምነ ደም ዘተፈሰሰ ላዕሌሃ ፣ ዘእንበለ በደመ ዘይፈሰስ ። ወአይ አንተሙ ታረክሱ ዘምድር ዲበ እንተ ትነብሩ ዲበ እንተ አነ እነብር ውስተ አንትሙ፣ እስመ አነ እኩንን እግዚአብሔር ዘይነብር ውስተ ማእከል ዘውሉድ እስራኤል።

እናም መጡ መሳፍንተ ነገደ ደቂቀ ገላኦድ ወልደ ማኪር ወልደ ምናሴ እምነ ነገደ ደቂቀ ዮሴፍ፣ ወተናገሩ ቅድመ ሙሴ፣ ወቅድመ አልዓዘር ካህን፣ ወቅድመ መሳፍንተ አብያተ አበው ደቂቀ እስራኤል።

ወይቡ፡ ለግድታነ፡ ሕዝብነ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለመስጠት፡ መሬተ፡  
ርስት፡ በእጣ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወለግድታነ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡  
ለመስጠት፡ ርስተ፡ ሰልፋድ፡ እኅነ፡ ለደቂቀ፡፡ ወይሆኑ፡ ለአንድ፡ አምነ፡  
ነገዶቹ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ አንስተ፡ ወይወሰድ፡ ዕድሎሙ፡ እምነ፡ ይዘታ፡  
አበዋነ፡ ወይጨመር፡ ውስተ፡ ርስት፡ ዘይከተ፡ ነገድ፡ ለእሉ፡ ይከውኑ፡ አንስተ፡  
ወአምነ፡ ዕድል፡ ርስትነ፡ ይወሰድ፡፡ ግን ከሆነ የእስራኤል ወንዶቹ መፍታት  
ይሆናል፤ የእነርሱ ርስት ለሴቶቹ የሚሆኑባቸው ነገድ ርስት ላይ  
ይጨመራል፤ እና የእነርሱ ርስት ከእኛ ቤተሰብ ነገድ ርስት ይወሰዳል፡፡

ወአዘዘ፡ ሙሴ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ በአዛዝ፡ እግዚአብሔር፡ እንዘ፡  
ይብል፡ ከማሁ፡ ነገድ፡ ደቂቀ፡ ዮሴፍ፡ ይብሉ፡፡ ዝህ ቃል ዘአዘዘ እግዚአብሔር  
ለወለታተ ሰልጋኦድ እንዘ ይብል፡ ዘይሰማማዕ ቅድመ አሙንቱ ይኩና  
አንስተ፡ ዘእንበለ እም ሕዝብ አቡሆሙ ይኩና አንስተ፡፡ ወአይ ይተላለፍ  
ርስት ለደቂቀ እስራኤል ከነገድ ወደ ነገድ፡ ስለዚህ እያንዳንዱ በርስት  
የነገዱ የቤተሰቡ ደግበቁ ደቂቀ እስራኤል፡፡ ወኩሉ፡ ወለት፡ እንተ፡  
ትወርስ፡ ርስተ፡ እምነ፡ አሕዛብ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ለአሕዱ፡ እምነ፡ ሕዝብ፡  
አቡሃ፡ ይኩና፡ አንስተ፡ ከሙደርሱ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ኩሉ፡ ሰብኦ፡ ርስተ፡  
አቡሁ፡፡ ወአይ ይተላለፍ ዕድሉ እምነገድ ወደ ነገድ ካልኦ፤ ግን  
እያንዳንዱ በርስቱ ደግበቁ ደቂቀ እስራኤል፡፡

በእግዚአብሔር ለሙሴ በአዘዘው መንገድ፡ እንደዚሁ የሰልጋድ  
ሴት ልጆቹ አደረገ፡፡ ወሆኑ፡ ትርሳ፡ ወእግላ፡ ወመልካ፡ ወኖዋ፡ ወመላካ፡  
አዋልደ፡ ሰልጋኦድ፡ ለአዋልደ፡ እኅዋቲሆን፡፡ ከ ሕዝብ ምናሴ ደቂቀ ዮሴፍ  
ኮኑ አንስተ፤ ወ ኮነ ርስቶሙ ላዕለ ነገድ ሕዝብ አቡሙ ፡፡ እነዚህ ትእዛዛት  
እና ሕጎቹ እና ፍርዶቹ እነዚያ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ በሞክብ  
ምዕራብ በዮርዳኖስ ወንዝ ኢያሪኮን ተከትሎ አዘዘ፡፡

# ዘዳግም

1

እነዚህ ቃላት ናቸው እነዚያ ተናገረው ሙሴ ለሁሉ አስራኤል ማዶ ዮርዳኖስ በምድረ በዳ ወደ ምዕራብ ቅርብ ቀይ ባሕር መካከል ፋራን ቶሬል እና ሎቦን እና አውሎን እና በወርቅ የተሸፈነ። አስራ አንድ ቀናት ከኮራብ በሴኢር ተራራ በኩል እስከ ቃዴስ በርኔ ያለው መንገድ ነው። ወሆነ በአርባኛው ዓመት በአስራ አንዲኛው ወር በአንድ ዓመት ሙሴ ወደ ሁሉ የአስራኤል ልጆች ተናገረ። እግዚአብሔር ለእርሱ ስለእነርሱ እንደ አዘዘው ሁሉ፣ ከመምታት በኋላ ስሆንሃ ንጉሠ አሞራውያን ዘነበረ በሔሴቦን፣ ወኦግሃ ንጉሠ ባሳን ዘነበረ በአስታሮት ወበእድሬኢ፣ በዮርዳኖስ ማዶ በሞዓብ ምድር ሙሴ ይህን ሕግ ለማብራራት ጀመረ እያለ። እግዚአብሔር አምላካችን በኮራብ ተናገረን እያለ። በዚህ ተራራ መኖር ይበቃቸዎታል። ተመለሱ እና ጉዙ እናንተ፣ ወደ የአሞራውያን ተራራ ግቡ፣ ወደ ሁሉም የዓረብ ጎረቤቶች፣ ወደ ተራራና ወደ ሜዳ፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ የከነዓናውያን የባህር ዳርቻ ምድር፣ እና ወደ አንቲሊባኖስ እስከ ታላቁ ወንዝ፣ ወንዝ ዩፍራጢስ። ተመልከቱ፣ ምድሩን በፊታችሁ አስረክቧል፤ ገብታችሁ ምድሩን ውረሱ፣ እኔ ለአባቶቻችሁ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ እና ለያዕቆብ፣ ላቸው እና ከእነርሱ ጋር ለዘራቸው ለመስጠት የማለፍኩት።

ወአልኩ ወደ እናንተ በዚያ ጊዜ እያልኩ፡ ብቻዬን እናንተን መሸከም አልቻልኩም። እግዚአብሔር አምላክክሙ አብዝሃክሙ፡ ወናሁ አንተሙ ዮም ከመ ከዋክብተ ሰማይ በብዝሃ፡ እግዚአብሔር አምላክ አባቶቻችሁ በሺህ አጥፍ ይጨምርላችሁ እንደ አሁን ያላችሁት፣ እናም እንደተናገረላችሁ ይባርካችሁ። እንዴት ብቻዬን ድካማችሁንና መሠረታችሁንና ክርክራችሁን መሸከም አቸላለሁ፤ ለራሳችሁ ጥበባችሁና ዕውቀታችሁና ልባሞች ሰዎችን ከነገዶቻችሁ ስጡ፣ እናም በላያችሁ መሪዎቻችሁን አሰይማለሁ። ወአመለስክሙ፤ ወትቤሉ፡ሠናይ፡ ወአቱ፡ቃል፡ዘተናገርኩ፡ለምግባር። ወነሣሁ እምኔክሙ ብእሴ ጠቢባነ ወኔሩያነ ወልባወ፡ ወሠረጽኩ ሎሙ ይኩኑ ላዕሌክሙ መላእክተ አእላፍ

ወመላእክተ ምእት ወመላእክተ ኅምሳ ወመላእክተ ዐሠርቱ ወጸሐፍተ ለመሣፍንቲክሙ። እናም በዚያ ጊዜ ለዳኞቻቸው አዘዘኩ እንዲህ እያልኩ፤ በወንድሞቻቸው መካከል ስሙ፤ እናም በሰው እና በወንድሙ መካከል እንዲሁም በመጻተኛው መካከል በጽድቅ ፍረዱ። አትገነዘብ ፊት በፍርድ፤ እንደ ትንሹ እና እንደ ታላቁ ትፈርድ፤ አትደላ ፊተ ሰው፤ ስለ ፍርዱ የእግዚአብሔር ነው፤ እና ቃሉ ዘከባድ ከሆነ ከእናንተ፤ ታመጡት ወደ እኔ፤ እና እሰማዋለሁ። ወአዘዘኩክሙ፡፡በይእቲ፡፡ጊዜ፡ኩሎ፡ ቃላተ፡እለ፡ትገብሩ።

እናም ከኮራብ ተነስተን ሄድን በሁሉ ያ ታላቅና አስፈሪ ምድረ በዳ ዘርኢክሙ በአሞራውያን ተራራ መንገድ እንደ አዘዘኩ እግዚአብሔር አምላክነ፤ ወመጻእነ እስከ ቃዴስ በርኔ። እና አልኩላቸው፡ መጣቸው እስከ ተራራ ዘአሞራዊ፡ ዘእግዚአብሔር አምላክነ ደሰጣቸው። ተመልከቱ፤ ጌታ አምላካቸው በፊታቸው መሬቱን አስረክቧል፤ ወጥታቸው ውረሱ እንደተናገረው ጌታ የአባቶቻቸው አምላክ ለእናንተ፤ አትፍሩ፤ አትደንገጡም። ወመጣቸው ኅቤዩ ኩልክሙ፤ ወአልክሙ፤ እንለክ ሰዎቹ ቀዳሚያን እምኔ፤ ወደሰልሱ ለነ ምድረ፤ ወያውጁ ለነ መልሰ መንገድ በዘ እንዐርግ በኔ፤ ወአህጉረ ውስተ እንተሰ እንበውእ ውስቴቶን። ወደሰተ፡ቀድሜዮ፡ቃል፡ወነሣእኩ፡እምኔክሙ፡ዐሠርተ፡ወክልኤተ፡ብእሲ፡ አሐደ፡ብእሲ፡በበ፡ነገድ። እና ተመልሰው ወደ ተራራው ወጡ፤ እና እስከ የወይን ዘለላ ሸለቆ መጡ፤ እና እሷን ተስለሱ። እናም በእጃቸው ከምድሪቱ ፍሬ ወስደው ወደ እናንተ አመጡ፤ እንዲህም ደላሉ ነበር፡ ጥሩ ናት ምድሪቱ እግዚአብሔር አምላካችን የሚሰጠን።

ወአኮ፡ ፈቀድክሙ፡ ለዐርግ፡ አላ፡ ተዓመፀክሙ፡ ለቃለ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክነ። እናም በድንኳናቸው ውስጥ አጉረመረማቸው፤ እናም አላቸው፤ ጌታ እኛን ስለሚጠላ፤ እኛን ከግብጽ ምድር አወጣን፤ ወደ አሞራውያን እጃቸው ለማስረከብ፤ እኛን ለማጥፋት። ወደ የት እኛ እንወጣለን? ነገር ግን ወንድሞቻቸው ልባቸውን አስተላለፉ እያሉ፡ ብሔር ታላቅ እና ብዙ እና ከእኛ ኃያል፤ እና ከተሞቹ ታላላቅ እና እስከ ሰማይ የተመሸጉ፤ ነገር ግን የግዙፎቹ ልጆቻችንም እዚያ ተመልክተናል። ወአልኩ ወደ እናንተ፡ አትደንገጡ፤ ወአትፍሩ እነርሱን።

እግዚአብሔር አምላክክሙ ዘይሄወር ቅድመ ገጽክሙ፡ ውክቱ ይትቃተል ምስሌክሙ በኩሉ ዘገብረ ለክሙ በምድረ ግብጽ፡ ወበዛቲ ገዳም እንተ ርኢክሙ፡ ፍኖተ ደብረ አሞራዎን፡ ከመ ደጸውርክሙ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አምላክህ፤ እንደ ሰው ልጁን የሚሸከም፤ በሁሉም መንገድ በሄዳቸውበት እስከ ወደዚህ ቦታ እስክትመጡ ድረስ።

ወበዝህ ቃል አልህ አመንክሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ። እርሱ በመንገድ ላይ ቀድሞ ከእናንተ በፊት ሄዶ ቦታ ይመርጣል፤ በሌሊት በእሳት እያመራቸሁ፤ በምትሄዱበት መንገድ ላይ እያሳያቸሁ፤ እና በቀን በደመና።

እና እግዚአብሔር ድምፀ ቃላትክሙ ሰማ፤ ወተቈጥቶ መሐለ እንዘ ደብል፤ ብዩ ደመለከት አንድ ሰው ከእነዚህ አንዶቹ ይህቸን ጥሩ ምድር ዘማለፍኩ ለአባቶቻቸው በስተቀር ካሌብ ልጅ የኢፌጌንጌህ፤ ይህ ያያታል፤ እና ለእርሱ እሰጣለሁ መሬቱን በላዩ የተረገጠ፤ እና ለልጆቹ፤ በምክንያት ለጌታ መጣበቁ። ወእግዚአብሔርኒ፡ ተቈጣ፡ ላይ፡ በእናንተ፡ ምክንያት፡ እንዲሁ፡ ብሎ፡ አንተኒ፡ ወደዚያ፡ አትገባም። ኢየሱስ ልጅ ናዌ የቆመ ለአንተ፤ ይህ ወደዚያ ይገባል፤ እርሱን አጠናክር፤ ምክንያቱም እርሱ ለእስራኤል ያወርሳታል። ወኩሉ፡ሐፀን፡ሐዲስ፡ዘኢያአምር፡ኖም፡ሠናይ፡ ወእኩይ፡አሙንቱ፡ይባሉ፡ሀየ፡ወለአሙንቱ፡አሁባ፡ወአሙንቱ፡ይወርስዋ። ወአንተሙኒ እንዘ ተመልሱ ተሰደዱ ወደ ምድረ በዳ በመንገድ ባሕረ ቀይሐ።

ወመለስክሙ፡ወተብሉ፡አበስነ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ፡ ንሐነ፡ዐርገነ፡ንትቃተል፡በክሙ፡ኩሉ፡ዘአዘዘ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ፡ለነ፡ ወነሲአነ፡ኩሉ፡ሰብእ፡መርከቦቱ፡ዘውግኦ፡ወተጋብአነ፡ተዐርገ፡ውስተ፡ ደብር። ወደቤለኒ እግዚአብሔር ኅቤየ፡ ብሎሙ፡ ኢትዐርገ ወኢትትቃተሉ፡ እስመ አልብየ ምስሌክሙ፡ ወኢትትሰብሩ ቅድመ ፀርክሙ። ወተናገርኩ ለእንትሙ፡ ወኢሰማዕክሙኒ፡ ወተዐደይክሙ ቃለ እግዚአብሔር፡ ወአግዳድክሙ ዐረግክሙ ውስተ ደብር። ወወጣ አሞራዎስ ዘይነብር በውስተ ውክቱ ደብር ለመቃብልክሙ፤ ወአስተዳለወክሙ ከመ ዘይገብራ ንህብ፤ ወቈሰልክሙ እምሴኢር እስከ

ሆርማ። እናም ተቀምጣቸው አለቃቸው በእግዚአብሔር አምላካቸውን ፊት፤ እግዚአብሔር ግን ድምጻቸውን አልሰማም፤ ትኩረትም አልሰጣቸውም።

ወተቀመጣቸው በቃዴሽ ቀናት ብዙ፤ እንደ ፈጽሞ ቀናት ተቀመጣቸው።

2

እናም ተመልሰን ወደ ምድረ በዳ ሄድን፤ የቀይ ባሕር መንገድ፤ እግዚአብሔር ወደ እኔ እንደተናገረኝ፤ እናም የሴኢር ተራራን ብዙ ቀናት ዘርን። ወይቤ እግዚአብሔር ጎቤዩ፤ ይበቃቸው መዘር ይህን ተራራ፤ እንግዲህ ተመለሱ ወደ ሰሜን። እናም ለህዝቡ አዝዝ እያልክ፡ አንታቸው በወንድሞቻቸው በዔሳው ልጆቻችን በሮቸ ታልፋላቸው፤ እነርሱም በሴዒር ይኖራሉ፤ እናንተንም ይፈራሉ፤ እናንተንም በጣም ይጠንቀቃሉ። ከእነርሱ ጋር ጦርነት አትጋጩ፤ ከእነርሱ ምድር ለእናንተ አልሰጥም ወይም የእግር መርገጫ፤ ምክንያቱም በዕጣ ለዔሳው ልጆቻችን የሴዒር ተራራን ሰጥቻቸዋለሁ። በብር ምግብ ግዙ ከእነርሱ እና ብሉ፤ እና ውሃ በመለኪያ በብር ከእነርሱ ትወስዱ እና ትጠጡ። እግዚአብሔር አምላካቸውን ባረከህ በሁሉ የእጅቸው ሥራ፤ ተገንዘብ እንዴት ያንን ታላቋንና አስፈሪያን ምድረ በዳ እንዳለፍክ፤ ናሁ አርባ ዓመታት እግዚአብሔር አምላክህ ከአንተ ጋር ነበረ፤ ምንም ቃል አልተጎደልክም።

እና በሴዒር የሚኖሩትን የዔሳው ልጆቻችን ወንድሞቻችንን ከዓረባ መንገድ፤ ከአይሎን እና ከገዢዮን ጋቤር አለፍን፤ ከዚያም ተመልሰን የሞዓብን በረሃ መንገድ አለፍን። እና እግዚአብሔር ወደ እኔ አለ፤ ለሞዓቢያውያን ጠላት አትሁኑ፤ እና ወደ እነርሱ ጦርነት አትቀላቀሉ፤ ከምድራቸው ለእናንተ በርስት አልሰጥም፤ ለሎጥ ልጆቻችን አሮኤርን ለመውረስ ሰጥቻለሁ። ሶሚን የቀደሙት ተቀምጠው ነበሩ በእሷ ላይ፤ ታላቅ እና ብዙ እና ኃያላን ሕዝብ፤ እንደ ኤናቂም። ረፋይም ይቆጠራሉ እና እነዚህም እንደ አናቂም፤ እናም ሞዓቢያውያን እነርሱን ኤሚም ይገባቸዋል። እና በሴኢር ኖረ ጅራዊ ቀደም፤ እና ደቂቀ ዔሳው አጥፏል።

እሙንቱ፤ እና አጥፏ እሙንቱ እምገጸሙ። እና ተሰፍሩ ከሳጾሙ፤ በከመ አኩነነ ኢስራኤል ምድረ ርስቱ፤ እንተ ወሀበ እግዚአብሔር ሎሙ። አሁን ስለዚህ ተነሱ እና ውጡ እናንተ፤ የዛሬ ቸለቆን ተሻገሩ።

ወዘመዋዕል፡ ዘተግዕዝነ፡ እምቃዴስ፡ በርኔ፡ እስከ፡ ሐለፍነ፡ ሸለቆ፡ ዛሬት፡ ሠላሳ፡ ወሰማንያ፡ ዓመታት፡ እስከ፡ ወደቀ፡ ኩሉ፡ ትውልደ፡ ሰብአ፡ ተዋጋያን፡ እንዘ፡ ይመውቱ፡ እምትዕይንት፡ በከመ፡ መሐለ፡ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እነርሱን። እናም የእግዚአብሔር እጅ ከሰፈረ መካከል እስኪወድቁ ድረስ ለማጥፋት ላይቸው ነበረች።

ወሆነ፡መቼ፡ወደቁ፡ኩሎሙ፡ደቂቀ፡ሰብአ፡ተዋጋኝት፡እንዘ፡ይመውቱ፡ እምማእከለ፡ሐዝብ፡ወተናገረ። እግዚአብሔር ወደ እኔ እያለ፤ አንተ ዛሬ ድንበሮቹን ተሻገራለህ ሞክብ፡ዘክሮኤር። እናም ወደ የአሞን ልጆች ተቀርባለችሁ፤ አትጠሷቸው፤ ወይም ወደ ጦርነት አትግባቸው፤ ምክንያቱም የአሞን ልጆችን ምድር በርስት አልሰጥህም፤ ለሎጥ ልጆች በርስት ሰጥቻታለሁ። መሬት ረፋይም ተቆጠራለች፤ እናም በእርሷ ላይ ረፋይም ቀድሞ ኖረ፤ እና አማኒታይ እነርሱን ዘኮሚን ይጠሯቸዋል። ሐዝብ ዐበደ እና ብዙ እና ከእናንተ ኃያል፤ እንደ እነ ዒናቄም፤ እና እግዚአብሔር አጠፋቸው በፊታቸው፤ እና ወረሱ እና ተሰፈሩ፤ ምትካቸው እስከ ይህ ቀን። ልክ እንደ አደረገ ለዒሳው ወንዶች በሴዒር ለሚኖሩ፤ በምን መንገድ ኮራዊን ከፊታቸው አጠፋ፤ እና እነርሱን ወረሱ፤ እና በምትካቸው ተቀመጡ እስከ ይህ ቀን። እነዚያ በአሴዶት እስከ ጋዛ የሚኖሩት ኤዋዮስ እና ከካፓዶኪያ የወጡት ካፓዶኪያውያን እነርሱን አጠፋ፤ እና በምትካቸው ተሰፈሩ።

አሁን እንግዲህ ተነሡ እና ጋዙ፤ እናም አንትም የአርኖንን ሸለቆ ሻገሩ፤ እነሆ፤ የሔሴቦንን ንጉሥ ሲሆንን፤ አሞራዎንን እና መሬቱን ወደ እጅቸህ አሳልፌአለሁ፤ ለመውረስ ጁምር፤ በዚህ ቀን ከእርሱ ጋር ጦርነት ተዋጋ። ጁምር መንቀጥቀጥህን እና ፍርሃትህን ከሰማይ በታች ባሉ የአሐዛብ ፊት ሁሉ ላይ ለመስጠት፤ እነዚያም ስምህን ሰምተው ይታወካሉ፤ እና ከፊትህ የሚመጡ ሐመሞች ይኖራቸዋል።

ወለአክሁ መልእክተ እምግዳም ቀዳሞት ኅብ ሲሆን ንጉሥ ሔሴቦን በቃላት ሰላማዊያን እንዘ አብል። በምድርህ ውስጥ እሄዳለሁ፣ በመንገዱ ውስጥ እሄዳለሁ፣ ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ አልዘርም። ምግብ በብር ተሸጥልኝ፣ እና እበላለሁ፣ እና ውሃ በብር ተሸጥልኝ፣ እና እጠጣለሁ፣ ነገር ግን በእግሮቼ እያለፍኩ ብቻ ነው። እንደ አደረገልኝ የኤሳው ልጆቹ የሚኖሩ በሴዒር፣ እና ሞዳቤምቹ የሚኖሩ በዓሮዔር፣ እስከ አሻገር ድርዳራሽን ወደ ምድር፣ እንተ እግዚአብሔር አምላካችን ይሰጠን። እናም አልፏልም ሲሆን ንጉሥ ሔሴቦን እኛን በእርሱ ማለፍ፣ ስለዚህ አደገጸ እግዚአብሔር አምላካችን መንፈሱን፣ እናም አጠነከረ ልቡን፣ እንዲሰጠው ወደ እጆቻህ እንደዚህ በዚህ ቀን።

ወደቤለኒ እግዚአብሔር፣ ናሁ ጁመርኩ ለማስረከብ በፊት ገጽከ ሲሆንን ንጉሥ ሔሴቦን አሞራያዊ ወምድሮ፣ ወጃምር ለውራስ ምድሮ። ወወጽ፣ ሲሆን፣ ንጉሥ፣ ሔሴቦን፣ ውስተ፣ ተቀበልነ፣ ለነ፣ ውእቱ፣ ወኩሉ፣ ሕዝቡ፣ ውስተ፣ ቀተል፣ ውስተ፣ ያሳ። ወአግብሎ እግዚአብሔር አምላክነ ቅድመ ገጽነ፣ ወቀተልናሁ ወደቂቁ ወኩሎ ሕዝቡ። እናም በዚያ ጊዜ የእርሱን ሁሉንም ከተሞቹ ያዘንና፣ እና እያንዳንዱን ከተማ ተከታታይ አጠፋንና፣ እና ሴቶቻቸውንና ልጆቻቸውን፣ በሐይወት አልተወገም። ነገር ግን እንስሳትን ዘረፍን፣ እና የከተሞቹን ምርኮ ወሰድን። ከኦሮኤር፣ እርሰሞ ከወንዝ አርኖን አናት ላይ ትገኛለች፣ እና በሸለቆው ውስጥ የምትገኘውን ከተማ፣ እና እስከ ጌላኦድ ተራራ፣ ከእኛ የማመለጠቻ ከተማ አልነበረችም። ሁሉንም ከተሞቹ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ እጆቻችን አስረከበ። ነገር ግን ወደ ወገኖቹ አምሞን አልቀረብንም፣ ሁሉ ዘተቀራራቢያን ወንዝ ያበቅ፣ ወዘአህጉራት ዘበ ተራራዊት፣ እንደ አዘዘ እግዚአብሔር አምላክ እኛ ለእኛ።

3

እና ተመልሰን ወደ ባሳን በሚወስደው መንገድ ወጣን፣ እና የባሳን ንጉሥ ኦግ ለመገናኘት ወደ እኛ ወጣ፣ እርሱ እና ሁሉ ሕዝቡ ወደ ጦርነት ወደ አድራሲም። ወደቤለኒ እግዚአብሔር ኅቤዮ፣ ኢትፍራሆ፣ እስመ ውስተ እደዊከ አግባእክም ወኩሎ ሕዝቦ ወኩላ ምድሮ።

ወትገብር ሎቱ በከመ ገበርከ ለሲሆን ንጉሠ አሞራዎን ዘነበረ ውስተ  
ሔሴቦን። እና እግዚአብሔር አምላካቸን አርሱን ወደ አጃቻቸን አሳልፎ  
ሰጠ። እና ኦግን የባሻን ንጉሥን እና ሁሉንም ሕዝቡን፤ እና መታነው  
እስከ ዘሩን ሳንተው።

ወያዝነ ኩሎን ሀገራቲሁ በውእቱ ጊዜ። ኢኮነት ሀገር እንተ  
ኢነሣእነ እምኔሆም፤ ስሳ ሀገራት፤ ኩሉ አውራጃ አርጎብ ንጉሥ ዶግ  
በባሳን። ሁሉም ከተማዎቹ የተመሸጉ ነበሩ፤ ከፍተኛ ግድግዳዎቹ፤  
በሮቹ እና መዘጋጃዎቹ ነበሯቸው። ከፌሬዛውያን በጣም ብዙ  
ከተማዎቹ በስተቀር። አጠፋን፤ እንደ አደረግን ለሲሆን ንጉሥ ሔሴቦን፤  
እና አጠፋን ሁሉ ከተማ በተከታታይ፤ እና ሴቶቹን፤ እና ልጆቹን። ወኩሉ  
እንስሳ ወምርኮተ አህጉር ዘረፍነ ለርእስነ ።

ወወሰድነ፡በዝ፡ጊዜ፡ያ፡ምድረ፡እምነብ፡እደዊሆም።ለክልኤቱ፡  
ነገሥት፡ዘአሞራውያን፡አለ፡ሀለዉ፡ማዕዶተ፡ዮርዳኖስ፡እምፈለገ፡አርኖን፡  
ወእስከ፡ኤርሞን። መዘግብት፡ ደጸው፡ ለሔርሞን፡ ሳንዮር፡  
ወአሞራዊኒ፡ ሰመዮ፡ ሳኒር። የሚሰር ሁሉ ከተማዎቹ፤ ሁሉም ጊልዳድ፤  
ሁሉም ባሳን እስከ ኤልካ እና ኤድራኪም፤ የኦግ መንግሥት ከተማዎቹ  
በባሳን። ምክንያቱም ዶግ የባሳን ንጉሥ ከጌፋይም ተተወ፤ እነሆ የአርሱ  
አልጋ የብረት አልጋ ነበረች፤ እነሆ ይህች በአሞን ልጆች ጫፍ ነበረች፤  
ርዝመቷ ዘጠኝ አማት ነበረ፤ እና ስፋቷ አራት አማት በሰው አማት ነበረ።  
ወዘቲ፡ ምድር፡ ያቲ፡ ወረሰነ፡ በዘ፡ ጊዜ፡ ያ፡ እምነ፡ አሮኤር፡ ዘደኸውን፡  
እምነ፡ ዘከንፈር፡ ወንዝ፡ አርኖን፡ ወመንፈቀ፡ ተራራ፡ ገላአድ፡ ወዘቲ፡  
አህጉር፡ እሙ፡ ወሀብኩ፡ ለሮቤል፡ ወለጋድ። እናም የጊልዳድ ቀሪውን እና  
የኦግን ሁሉ የባሳን መንግሥት ለምናሴ ነገድ ግማሽ ሰጠሁ፤ እና  
የአርጎብን ሁሉ አካባቢ፤ ያንን ሁሉ ባሳን፤ የጌፋይም ምድር ትባላለች።  
እና ያኢር የማናሴህ ልጅ ሁሉን የአርጎብ ዙሪያ ክልል እስከ የጋርጋሲና  
የማካቲ ድንበሮቹ ድረስ ወሰደ፤ በራሱ ስም ባሻንን ታዎት ያኤር ብሎ  
ሰየማቸው እስከ ዛሬ ድረስ። ወለማኪር፡አህብኩ፡ግላአድ። እና ለሮቤን  
እና ለጋድ ከገላአድ እስከ አርኖን ጅረት፤ መሀከለ ጅረቱ ድንበር፤ እና እስከ  
ያበቀ ድረስ ሰጥቼአለሁ፤ ጅረቱ ለአሞን ልጆቹ ድንበር ነው። ወአራባ፡

ወኖርዳኖስ፡ጌወል፡ማሐናፊት፡ወእስከ፡ባሕረ፡አራባ፡ባሕረ፡ጨው፡  
በአሴዶት፡ፋስጋ፡ምሥራቅ፡።

እናም በዚያ ጊዜ እንዲህ አያልኩ አዘዘኋቸው፤ ጌታ አምላካቸው  
ይህንን መሬት በርስት ሰጣቸው፤ ታጥቃቸው ከወንድሞቻቸው  
ከእስራኤል ልጆቹ ፊት ሁሉ ኃያል ቀድማቸው ሂዱ። ነገር ግን  
ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸውና እንስሳታቸው፤ ብዙ እንስሳት እንዳላቸው  
አውቃለሁ፤ በሰጠሁአቸው ከተሞቻቸው ውስጥ ይኑሩ፤ እስከ  
እግዚአብሔር እስኪያሳርፍ ድረስ። አምላካቸው ወንድሞቻቸውን እንደ  
እናንተም እንዲያረፍ፤ እና እነዚህም መሬቱን ይውረሱ፤ ጌታ አምላካችን  
በኖርዳኖስ ማዶ ላቸው የሚሰጣቸውን፤ እና ትመለሳላቸው  
እያንዳንዳቸው ወደ ርስቱ፤ ለእናንተ የሰጠሁትን።

ወለኢየሱስ አዘዘኩ በያ ጊዜ አያልኩ፡ አይንቲክሙ ርእያ ኩሎ  
ዘገብረ እግዚአብሔር አምላክን ለእሉ ክልኤቱ ነገሥት፤ ከማሁ ደገብር  
እግዚአብሔር አምላክን ለኩሎ መንግሥት ዘአንተ ትሰድድ ህዩ። አትፈሩ  
ከእነርሱ፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን እርሱ ስለእናንተ  
ደዋጋል።

ወለመንኩ፡ለእግዚአብሔር፡በውአቱ፡ዘመን፡እንዘ፡አብል። እግዚአ  
አምላክ፡ አንተ ለባሪያህ ኃይልህን፤ ብርታትህን፤ ኃያል እጅህን፤ እና  
ከፍተኛ ክንድህን ለማሳየት ጸመርክ፤ በሰማይ ወይም በምድር ማን  
አምላክ ነው፤ እንደ አንተ እንደ አደረግህ እና እንደ ኃይልህ የሚያደርግ?  
ተሻግሬ ስለዚህ እመለከታለሁ ምድሩን ጥሩዋን ይህንን የምትሆነውን  
ማዶ የኖርዳኖስ፤ ተራራው ይህ ጥሩው እና አንቲሊባኖስን።

እና እግዚአብሔር በእናንተ ምክንያት እኔን አለፈበት፤ እና  
አልሰማኝም፤ እና እግዚአብሔር ወደ እኔ አለ፤ ደበቃህ፤ ይህን ቃል  
ለመናገር ደግሞ አትጨምር። ወደ ጫፍ የተቆረጠው ተራራ ውጣ፤ እና  
አይኖቻህን ከፍ አድርገህ ወደ ባህር እና ሰሜን እና ደቡብ እና ምስራቅ  
ተመልከት፤ እና በአይኖቻህ ተመልከት፤ ምክንያቱም ይህን የኖርዳኖስ  
ወንዝ አትሻገርም። ወአዘዘ ለኢየሱስ ወአጽንዖ ወአበራትዖ እስመ

ውስቱ ደሰደድ በቅድመ ገጸ ዝሕዝብ ወውስቱ ያወርሶሙ ኩሎ ምድረ እንተ ርኢከ። ወእንከሐምና፡ በሸለቆ፡ ቅሩብ፡ ቤተ፡ ፎጋር።

4

እና አሁን አስራኤል፣ የሐጎቹን እና የፍርዶቹን ብዙ አኔ ዛሬ እናንተን የማስተምራቸውን ለማድረግ ስሙ፣ እንዲሆን ትኖሩ፣ እና ትበዛላቸው፣ እና ገብታቸው ጌታ የእናንተ አባቶቹ አምላክ ለእናንተ የሚሰጣትን ምድር ተወርሱ። አይ ትጨምሩ ወደ ቃል ዘእኔ እኤ ዝዘ ለእናንተ፣ ወአይ ትነሱ እምኔሁ፤ ተጠበቁ ትእዛዛተ እግዚአብሔር አምላክነ፣ ዘእኔ እኤ ዝዘ ለእናንተ ዛሬ። አይኖቻቸው ተመልክተዋል ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር አምላካቸውን ለባዓልፌጋር ያደረገውን፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካቸው ወደ ባዓልፌጋር ኋላ የሄደውን ሁሉ ሰው ከእናንተ መካከል አጠፋው። አንተም ግን እነዚያ ለጌታ ለአምላካቸው የተጣበቁ፣ ዛሬ ሁላቸውም ትኖራላቸው።

ተመልከቱ፣ አሳይቻቸው ኋለሁ ለእናንተ ሐጎቹንና ፍርዶቹን እንደ አዘዘኝ እግዚአብሔር፣ ለማድረግ እንደዚህ በምድሪቱ እየገባቸው እዚያ ለመውረስ። እናም ትጠብቁ እና ታደርጉ፣ ምክንያቱም ይህ ጥበባቸው እና ግንዛቤያቸው ነው በሁሉም ብሔሮች ፊት፣ እነዚህን ሁሉ ሐጎች የሚሰሙ ብዙዎች፣ እና ደላሎ፣ እነሆ ጠቢብ ሕዝብ እና ዐዋቂ ይህ ታላቅ ብሔር። ምክንያቱም የትኛው ታዳጊ ሕዝብ ነው፣ እግዚአብሔር ለእነርሱ የሚቀርብ እንደ ጌታ አምላካቸው በሁሉም ነገር ውስጥ አርሱን በምንጠራበት ጊዜ? እና የትኛው ታላቅ ብሔር ነው፣ ለእርሱ ሐጎች እና ዳድቃን ፍርዶቹ ያሉት በዚህ ሁሉ ሕግ መሠረት፣ የእኔ ዛሬ በፊታቸው የምስጠው?

ለራስህ ትኩረት ሰጥ፣ እና ነፍስህን በጣም ጠብቅ፣ አይኖቸው ያዩትን ሁሉንም ቃላት አትርሳ፣ እና ከልብህ በሕይወትህ ቀናት ሁሉ አይለዩ፣ እናም ልጆቻህንና የልጆቻህን ልጆች ታስተምራለህ፣ በኮራብ በጉባኤው ቀን እግዚአብሔር አምላካቸውን ፊት የቆማቸውበትን ቀን፣ ጊዜ ተናገረ እግዚአብሔር ወደ እኔ፣ ሰብስብልኝ ሕዝቡን፣ ቃላቴን

ደስሙ፤ በምድር ላይ የሚኖሩባቸውን ቀናት ሁሉ አኔን እንዲፈሩ ይማሩ፤ እና ልጆቻቸውንም ያስተምሩ። እናንተም ቀረባቸው እና በተራራው ስር ቆማቸው፤ ተራራውም በእሳት እስከ ሰማይ ድረስ እየነደደ ነበር፤ ጨለማ፤ ጨለማ፤ ማዕበል። እና ጉደታ ወደ እናንተ ከእሳት መካከል በቃላት ድምፅ ተናገረ፤ እናንተ የሰማቸውት፤ እና መምሰልን አልተመለከታችሁም፤ ግን ድምፁን ብቻ። ወአነገረ ለክሙ ኪዳኖ እግዚአብሔር ዘአዘዘ ለክሙ ለግበር አስራ ቃላት ወጸሐፈ እሙንቱ ላዕለ ክልኤቱ ጽላት አብን።

እና እግዚአብሔር በዚያ ጊዜ ሕጎችንና ፍርዶችን እንድማራቸው አዘዘኝ፤ እናንተም ወደዚያ ለመውረስ የምትገቡባትን ምድር ላይ እነርሱን እንድታደርጉ። እናም በጣም ነፍሳቸውን ትጠብቁ፤ ምክንያቱም ምንም ምሳሌ አልተመለከታችሁም በዚያ ቀን ጌታ ወደ እናንተ በኮራብ በተራራው ከእሳቱ መካከል ሲናገር። አትበደሉ እና ለራሳችሁ የተቀረጸ ምስል፤ ማንኛውንም ምስል የወንድ ወይም የሴት ምስል አታድርጉ ምስለ ኩሉ እንስሳ ዘሀሎ ላዕለ ምድር፤ ምስለ ኩሉ ዶፍ ዘክንፋት ዘይሰርር ታሕተ ሰማይ፤ መልክ የሁሉ ተሳቢ እንስሳ ዘይሰቢ በምድር ላይ፤ መልክ የሁሉ ዓሣ፤ ብዙ ዘሀሎ በውኃ ውስጥ ከምድር በታች። ወአይ ተመልከተ ወስተ ሰማይ ወርእየ ፀሐይ ወወርሳ ወከዋክብት ወኩሎ ዓለመ ሰማይ፤ ተአምሮ ትሰግድ ሎሙ ወትትለክክ ሎሙ፤ እለ ወሀቦሙ እግዚአብሔር አምላክክ ሎሙ ለኩሎሙ አሕዛብ እለ ታሕተ ሰማይ። እናንተን ግን ወሰደ እግዚአብሔር ወአውጸእኩሙ እምድረ ግብጽ እምውስተ አቶን ዘብርት ለመሆን ለእርሱ ሕዝቦ ርስት በከመ በዛቲ ዕለት።

እና እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ በተነገሩት ነገሮች ምክንያት በእኔ ላይ ተቈጣ፤ እና ይህን የዮርዳኖስ ወንዝ እንዳላሻገር፤ እና እግዚአብሔር አምላክህ በውርስ የሚሰጥህን ምድር እንዳልገባ መሐለ። እኔ በዚህ ምድር አሞታለሁ፤ እናም ይህን የዮርዳኖስ ወንዝ አልሻገርም፤ እናንተ ግን ትሻገራላችሁ፤ እናም ይህን ጥሩ ምድር ትወርሳላችሁ። ተጠንቀቁ ለእናንተ፤ አትርሱ ዓህደ እግዚአብሔር አምላክነ፤ ዘአደረገ ምስሌክሙ፤ ወአትበደሉ፤ ወአትግበሩ ለእናንተ ለነፍስክሙ ቀረጸ ምሳሌ

ኩሉ ዘአዘዘክ እግዚአብሔር አምላክከ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ በላቂ አሳት ነው። ቀናተኛ አምላክ።

ከሆነ ግን ወንዶችን ተወልድ እና የወንዶችህን ወንዶች፣ እና በምድር ላይ ትዘገዩ፣ እና ታበላሹ፣ እና የማንኛውንም መምሰል ቀረጻ ታደርጉ፣ እና በእግዚአብሔር ፊት ክፉን ታደርጉ የእግዚአብሔራችሁን ለማስቆጣት፣ ዛሬ ሰማይንና ምድርን እመሰክራለሁ ለእናንተ፣ ምክንያቱም በጥፋት ትጠፋላችሁ ከምድር፣ ወደዚያ እናንተ የዮርዳኖስን እየተሻገራችሁ እዚያ ለመውረስ፣ ረጅም ጊዜ ቀናት አትኖሩም በእሷ፣ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ትጠፋላችሁ። እና እግዚአብሔር እናንተን በሁሉ አሕዛብ ያበታተናል፣ እና በሁሉ አሕዛብ በቁጥር ጥቂት ትተዋላችሁ፣ እግዚአብሔር እናንተን ወደዚያ የሚያስገባቸው አሕዛብ። እና እዚያ ሌሎች አማልክትን ታገለግላላችሁ፣ የሰው አጅ ሥራዎችን፣ እንጨትና ድንጋይ፣ እነዚያም አያዩም፣ አይሰሙም፣ አይበሉም፣ አያሸቱም። እና እዚያ ጌታን አምላካችሁን ትፈልጋላችሁ፣ እና እርሱን ታገኙታላችሁ መቼ ከሙሉ ልብህ እና ከሙሉ ነፍስህ በመከራህ ውስጥ ስትፈልጉት። እና እነዚህ ሁሉ ቃላት በመጨረሻዎቹ ቀናት ይገኙሃል፣ እና ወደ እግዚአብሔር አምላክህ ትመለሳለህ፣ እና ድምፁን ትሰማለህ፣ ስለ እግዚአብሔር ርሳሩሳ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክህ አይተውህም፣ ወይም አያጠፋህም፣ የአባቶችህን ቃል ኪዳን አይረሳም፣ እግዚአብሔር ላቸው የተማለውን።

ጠይቁ ስለ ቀዳሚያን ቀናት እነዚያ ከአንተ በፊት የሆኑ፣ ከዚያ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ ከፈጠረበት፣ እና ከሰማይ ጫፍ እስከ ሰማይ ጫፍ፣ እንደዚህ ታላቅ ቃል ሆኖ ተገኝቷል እንደሆነ፣ እንደዚህ ተሰምቷል እንደሆነ፣ ሕዝብ ድምፁን ሰምቷል እንደሆነ። የሕያው አምላክ ከአሳት መካከል እየተናገረ፣ እንደ አንተ የሰማህበት መንገድ እና ኖርህ፣ ከሆነ እግዚአብሔር ፈተነ ገብቶ ለራሱ ሕዝብን ከሕዝብ መካከል ለመውሰድ በፈተና፣ በምልክቶች፣ በድንቅች፣ በጦርነት፣ በኃይል እጅ፣ በከፍተኛ ክንድ፣ እና በታላላቅ ራዕዮች፣ እንደ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔራችን በግብጽ በአንተ ፊት አንተ እያየህ ያደረገው፣ ስለዚህ ለማወቅ አንተ ምክንያቱም ጌታ አምላክህ ይህ አምላክ ነው፣ እና

የለም ሌላ ከእርሱ በስተቀር። ከሰማይ ድምፁ የሚሰማ ሆነ  
ለማስተማርህ፤ እና በምድር ታላቁን እሳቱን አሳየህ፤ እና ቃላቱን ከእሳቱ  
መካከል ሰማህ።

በምክንያት አባቶቻህን ስለወደዳቸው፤ ከእነርሱ በኋላ ዘራቸውን  
እናንተን መረጠ። እና በታላቅ ኃይሉ እርሱ ራሱ ከግብጽ አወጣህ።  
ታላላቅና ከአንተ የበለጠ ጠንካራ አሕዛብን ከፊትህ ለማጥፋት፤ አንተን  
ለማስገባትና ምድራቸውን እንድትወርስ ለአንተ ለመስጠት፤ እንደዚራ  
እንዳለህ።

ወትረልጥ ዛሬ፤ ወትመለስ በአእምሮህ፤ ከመ እግዚአብሔር  
አምላክህ ውክቱ አምላክ በሰማይ ላይ ወበምድር ታቸ። ወአልቦ ካልእ  
ዘእንበሌሁ። እና የእርሱን ትእዛዞች እና የእርሱን ሕጎች ጠብቁ፤ እኔ ዛሬ  
የማዘዝህን ሁሉ፤ ለአንተ እና ከአንተ በኋላ ለልጆቻህ መልካም  
እንዲሆንላቸሁ፤ እንዲሁም ጌታ አምላክህ ለአንተ በሚሰጥህ ምድር ላይ  
ሁሉንም ቀናት ረጅም ዕድሜ እንድትኖሩ። ከዚያ ሙሴ ሦስት ከተሞቻን  
በዮርዳኖስ ማዶ ከምሥራቅ ፀሐይ አገለለ። ለመሸሽ እዚያ ገዳዩ ማን  
ባልደረባውን ሳያውቅ የገደለ፤ እና እርሱን ከትናንትና በፊት እና  
ከሦስተኛው ቀን ሳይጠላው፤ እና ወደ አንዲት ከእነዚህ ከተማዎች  
ደሸሻል፤ እና ደኖራል። በሶርን በምድር በረሃ በምድር ጥፍረት ለሮቤል፤  
ወራሞትን በገላክድ ለጋዲ፤ ወጋውሎንን በባሳን ለምናሴ።

ይህ ሕግ ዘአኖረ ሙሴ ቅድመ ደቂቀ እስራኤል። እነዚህ  
ምስክርነቶች፤ እና ሕጎች፤ እና ፍርዶች፤ ሙሴ ለእስራኤል ልጆች  
ያወራቸው፤ ከግብጽ ምድር ወጥተው። በማዕድተ ዮርዳኖስ በሸለቆ  
ቅሩብ ቤተ ፎጋር በምድረ ሲሆን ንጉሠ አሞራውያን ዘነበረ በሔስቦን  
ዘቀተሎ ሙሴ ወደቂቀ እስራኤል በወዲኦሙ አምነ ምድረ ግብጽ። እና  
የእርሱን መሬት ወረሱ፤ እና የባሻን ንጉሥ ኦግን መሬት፤ ሁለቱ  
የአሞራውያን ነገሥታት፤ እነዚያ ከዮርዳኖስ ማዶ በፀሐይ ምሥራቅ  
የነበሩ። ከአሮኤር፤ እርስዎ ናት በላይ የጎርፍ ጫፍ አርኖን፤ እና በላይ  
የተራራ ሲሆን፤ እርሱ ነው ሄርሞን። ሁሉን የአረብ ምድር ማዶ ዮርዳኖስ  
በምሥራቅ አቅጣጫ ፀሐይ በአሴዶት የተቆረጠ።

ሙሴ ሁሉን አስራኤልን ጠራና ወደ እነርሱ አለ። አስራኤል ሕጎቹንና ፍርዶቹን ስማ፣ እነዚህም በዚህ ቀን በጆሮዎ የማናገራቸው ናቸው። እናንተም እነርሱን ትማራላቸውና እነርሱን ለማድረግ ትጠብቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክክሙ ኪዳን ገብረ ምስሌክሙ በኮራብ። እግዚአብሔር ደህን ኪዳን ከአባቶቻቸው ጋር አላደረገም፣ ነገር ግን ከእናንተ ጋር፣ እናንተ ዛሬ እዚህ ሁላችሁም ሕያዋን። ገጽ በገጽ እግዚአብሔር ተናገረ ወደ እናንተ በተራራ ላይ ከአሳት መካከል። ወአነኒ ቆምኩ በመካከለ እግዚአብሔር ወእናንተ በዚያ ጊዜ ለማስታወቅ ለእናንተ ቃላት እግዚአብሔር፣ አስመ ፈራችሁ አምሬተ አሳት፣ ወአልወጣችሁ ውስተ ተራራ እንዘ ይብል። እኔ ጌታ አምላክህ ነኝ፣ ያወጣሁህ ከግብፅ ምድር፣ ከባርነት ቤት።

ሌሎች አማልክት ከፊቱ በፊት አይኖሩህም።

አይ ትሰራ ለራስህ ምስል፣ ወአይ ሁሉ መምሳል፣ ብዙ በሰማይ ላይ፣ እና ብዙ በምድር ታቸ፣ እና ብዙ በውኆች ስር ምድር። አይትስገድ ላቸው ፣ ወአይታገልግል ላቸው ፣ ምክንያቱም እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ነኝ ፣ አምላክ ቀናተኛ ፣ የአባቶቹን ኃጢአት በልጆቹ ላይ በሦስተኛና በአራተኛ ትውልድ የሚመልስ ለእነዚያ የሚጠሉኝ ፣ ወያደርግ፣ ምሕረተ፣ አስከፊ፣ ሺሕ፣ ለእለ፣ ያፈቅሩኒ፣ ወእለ፣ ይዕቀቡ፣ ትእዛዛት፣ የእግዚአብሔር አምላክህን ስም በከንቱ አትውሰድ፣ ለምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክህ ስሙን በከንቱ የሚወስድን አያነጻውም።

ጠብቅ የሰንበታት ቀንን ለማቀደስ አሷን፣ በዘ መንገድ ጌታ አምላክህ አዘዘህ። ስድስት ቀናት ትሠራ እና ሁሉ ሥራህን ትሰራ። በሰባተኛው ቀን ግን ለጌታ ለአምላክህ ሰንበት ነው። በዚህ ቀን ምንም ዓይነት ሥራ አትሥራ አንተ እና ልጅህ እና ሴት ልጅህ፣ ባሪያህ እና ገረድህ፣ በሬህ እና የጫኝ እንሰሳህ፣ እና ሁሉም እንሰሳህ፣ እና በአንተ ዘንድ የሚኖረው መጻተኛ፣ እንዲያርፍ ባሪያህ እና ገረድህ እና የጫኝ እንሰሳህ እንደ አንተም። ወትዘከር አስመ ባርያ ኖርከ በምድረ ግብጽ፣ ወአውጽአከ

እግዚአብሔር አምላክከ እምህሩ በእድ ጎያል ወበመዝራዕት ልዑል።  
በእንተ ዝንቱ አዘዘከ እግዚአብሔር አምላክከ ከመ ትዕቀብ መዓልተ  
ሰንበታት ወታቅድሳ። አባትህን እና እናትህን አክብር። እግዚአብሔር  
አምላክህ እንደ አዘዘህ። በህይወትህ ደህና እንድትሆን እና እግዚአብሔር  
አምላክህ የሚሰጥህ ምድር ላይ ረጅም ዘመን እንድትኖር። አትግደል።  
አይዘምድ። አይትሰረቅ። አይ ትሐሰት አትመስክር በጎረቤትህ ላይ የሐሰት  
ምስክርነት። የጎረቤትህን ሚስት አትመጃ። የጎረቤትህን ቤት አትመጃ።  
የእርሱን ሜዳ። የእርሱን ልጅ። የእርሱን ገረድ። የእርሱን በሬ። የእርሱን  
የጫና እንሰሳ። የእርሱን ማንኛውንም እንሰሳ። ወይም ለጎረቤትህ የሆነ  
ማንኛውንም ነገር አትመጃ።

እነዚህን ቃላት እግዚአብሔር ተናገረ ወደ ሁሉ ጉባኤአቸው  
በተራራው ከመካከለ አሳት፣ ጨለማ፣ ጨለማ፣ አውሎ ንፋስ፣ ታላቅ  
ድምፅ፣ እና አልጨመረም፣ እና ጻፋቸው በሁለት የድንጋይ ጽላቶቹ ላይ፣  
እና ሰጠኝ። ወኮነ፣ ከመ፣ ሰማዕክመ፣ ቃለ፣ እምማእከለ፣ አሳት፣ ወደብረ፣  
ይነድድ፣ በአሳት፣ ወቀረብክመ፣ ጎቤየ፣ ኩሎሙ፣ መላእክተ፣ ነገድክመ፣  
ወልሂቃንክመ። እናንተም እያላቸው ነበር። እነሆ ጌታ አምላካችን ክብሩን  
አሳየን፣ እና ድምፁን ከአሳቱ መካከል ሰማን፣ በዚህ ቀን ተመለከትን  
ምክንያቱም አምላክ ከሰው ጋር ይናገራል፣ እና ይኖራል። እና አሁን  
አንሞት፣ ምክንያቱም ይህ ታላቁ አሳት እኛን ያጠፋናል፣ እኛ  
የእግዚአብሔር አምላካችንን ድምጽ ገና ለመስማት ብንጨምር፣ እና  
እንሞታለን። ማን ሥጋ ዘሰምዐ ቃለ አምላክ ሕያው ዘይትናገር  
እምማእከለ አሳት ከመ ንሕነ ወይሕየው። ቅረብ አንተ፣ እና ስማ ሁሉ  
የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን፣ እና አንተ ወደ እኛ ትናገር ሁሉ  
የሚናገረውን እግዚአብሔር አምላካችን ወደ አንተ፣ እና እንሰማለን፣ እና  
እናደርጋለን።

እና ሰምዐ እግዚአብሔር ድምፅ ቃላቱክመ አለ ትነግሩ ጎቤየ፣  
ወይቤ እግዚአብሔር ጎቤየ፣ ሰማዕኩ ድምፅ ቃላተ ዝንቱ ሕዝብ ኩሎ  
ዘተናገሩ ጎቤከ፣ ጽድቅ ኩሎ ዘተናገሩ። ማን ይሰጣቸዋል እንደዚህ ያለ  
ልብ በውስጣቸው፣ እንዲሁም እኔን እንዲፈሩኝ እና ትአዘዘኹን ሁሉ  
በሁሉም ቀናት እንዲጠብቁ፣ እንዲሁም መልካም ይሁን ለእነርሱ እና

ለወንዶቻቸው ለዘላለም? ሂዳ፣ አልኳቸው፣ እናንተ ወደ ቤቶቻቸው ተመለሱ። አንተ ግን እዚያ ቁም ከእኔ ጋር፣ እናገራለሁም ወደ አንተ ተአዛዛቱን እና ሕጎቹን እና ፍርዶቹን ስንት እንደምትማራቸው እነርሱን፣ እና ድድረጉ እንደዚህ በምድሩ ዋ እኔ እሰጣቸዋለሁ በርስት። እናም እግዚአብሔር አምላክህ ያዘዘህን መንገድ ለማድረግ ትጠብቁ፣ ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ አትዘሩ፣ በሁሉም መንገድ እንደ ጌታ አምላክህ ያዘዘህ በዚህ ለመሄድ፣ እንዲያሳርፍህ፣ እና ደህና ይሁንልህ፣ እና በምትወርሷት ምድር ላይ ረጅም ትኖሩ።

6

ወእላንቱ አንተ ተአዛዛት ወእንተ ሕጋት ወእንተ ፍትሐት ኩሎን ዘአዘዘ እግዚአብሔር አምላክነ ከመ ደምሀርክሙ ትግበሩ ከማሁ በምድር፣ ጎበ አንትሙ ትበውኡ ህየ ትወርስዎ። እግዚአብሔር አምላካቸውን እንድትፈሩ፣ ዛሬ እኔ የማዘዘባቸውን ሁሉንም ሕጎቹን ተአዛዛቹን እንድትጠብቁ፣ አንተና ልጆቻህ እንዲሁም የልጆቻህ ልጆቹ በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ረጅም እንድትኖሩ።

እና ስማ እስራኤል፣ እና ጠብቅ ለማድረግ፣ እንዲሁም ለአንተ መልካም ደሁን፣ እና እንዲሁም በጣም ትበዛላቸው፣ እንደ ተናገረ ጌታ አምላክ የአባቶቻህ ለመስጠትህ ምድር ወተትና ማር የምትፈስስ። ወእሉኒ፣ ኩነኔታት፣ ወፍትሐት፣ ኩሉ፣ አዘዘ፣ እግዚአብሔር፣ ለውሉደ፣ እስራኤል፣ በገዳም፣ ወዲሁም፣ አሙንቱ፣ አምድረ፣ ግብጽ። ስማሳ፣ እስራኤል፣ እግዚአብሔር፣ አምላክነ፣ እግዚአብሔር፣ አሐዱ፣ ውእቱ። እና ለጌታ አምላክህ ከሙሉ አእምሮህ፣ ከሙሉ ነፍስህ እና ከሙሉ ኃይልህ ታፈቅራለህ። ወደሆኑ እነዚህ ቃላት፣ ስንት እኔ እዘዘሃለሁ ዛሬ፣ በልብህ ወበነፍስህ። እና ለልጆቻህ ታስተምራቸዋለህ፣ እና ስለእነሱ ታወራለህ በቤትህ ውስጥ ተቀምጠህ፣ በመንገድ ስትሄድ፣ ስትተኛ፣ እና ስትነሳ። እና ታስራቸዋለህ እነርሱን ለምልክት ላይ አጅህ፣ እና ደሆናል የማይናወጥ ፊተ ዓደኖቻህ። ወተጽሐፉ አሙንቱ ዲበ ሰኮናተ ቤታትክሙ ወአንቀጻትክሙ።

ወይሆን መቼ አግዚአብሔር አምላክከ ወደ ምድር እንተ መሐለ ለአባዊከ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ ያስገባከ ለመስጠትከ ከተማተ ዐበይተ ወሠናይተ እንተ አኮ ሐነጽከ። አቤቶቹ በሁሉ መልካም ነገሮቹ የተሞሉ እነዚያ አንተ ያልሞላህ፤ የተቆረጹ ጉድጓዶች እነዚያ አንተ ያልቆረጹህ፤ የወይን ተክሎች እና የዘይት ተክሎች እነዚያ አንተ ያልተከልህ፤ እና በልተህ ጠግባህ፤ ለራስህ ተጠንቀቅ እንዳትርሳ። የግድታ አምላክህ ዘአውፅአከ እምድረ ግብፅ፡ እምቤተ ቅኝት። ግድታ አምላክህን ትፈራለህ፤ ለእርሱ ብቻ ታገለግላለህ፤ ከእርሱ ጋር ትጣበቃለህ፤ እና በስሙ ትምላለህ።

አትሂዱ በኋላ የሌሎች አማልክት ከእናንተ በዙሪያ ካሉ የአሕዛብ አማልክት ምክንያቱም ጌታ አግዚአብሔርህ በአንተ ውስጥ ቀናተኛ እግዚአብሔር ነው፤ ጌታ አግዚአብሔርህ በቁጣ ተቆጥቶ ከምድር ፊት ላይ ሊያጠፋህ ይችላል።

አይ ትፈትን ጌታ አምላክህን፤ በዘ መንገድ ፈተንክሙ በፈተና። ጠብቆ ትጠብቅ የአግዚአብሔር አምላክህን ትአዛዛት፤ ምስክርነቶቹንና ሕጎቹን፤ ለአንተ የአዘዘውን። እና የምታስደስተውንና የምታምረውን በአምላክህ በጌታ ፊት ታደርጋለህ፤ ስለዚህ ለአንተ መልካም ይሆንልሃል፤ እናም ጌታ ለአባቶቻቸው የማለፈውን መልካም ምድር ትገባና ትወርሳለህ። ሁሉንም ጠላቶቻችህ ከፊትህ ለማስወጣት፤ እንደ እግዚአብሔር የተናገረው።

ወይሆናል መቼም ቢሆን ወልድህ ነገ ሲጠይቅህ እያለ፡ ምስክርነቶቹ እና ሕጎቹ እና ፍርዶቹ እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ያዘዘን ምንድን ናቸው? ወትብል ለወልድከ፡ አገልግልት ነበርን ለፈርዖን በምድረ ግብጽ፤ ወአውጻአከ እግዚአብሔር እምህየ በእደ ጎያል ወበክንደ ልዑል። ወሀበ፡ እግዚአብሔር፡ተአምራተ፡ወመንክራተ፡ዐበይተ፡ወአኩያነ፡በግብጽ፡ በፈርዖን፡ወበቤቱ፡ቅድመ፡አኛ። እና ከዚያ አኛን አወጣ ይህን ምድር ለእኛ ለመስጠት፤ እርሱም ለአባቶቻችን ለመስጠት ማለፉን። እና ጌታ ሁሉንም እነዚህን ሕጎች እንድናከብር፤ ጌታን አምላካችንን እንድንፈራ አዘዘን፤ በሁሉም ቀናት መልካም እንዲሆንልን፤ እንደ ዛሬም እንድንኖር።

ወምሕረት፡ትሆን፡ለነ፡አመ፡እንዕቀብ፡ለምግባር፡ኩሎን፡ትአዛዛተ፡እላንተ፡  
ቀድመ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ፡በከመ፡አዘዘነ።

7

እንተ ደከ የአትዩከ እግዚአብሔር አምላክከ ውስተ ምድር፣ ውስተ  
እንተ ትበውእ ህየ ከመ ትወርሳ፣ ወያወጽእ አሕዛበ ዐበይተ እምገጽከ፣  
ለኬታዊ ወገርገሳዊ ወአሞራዊ ወከናናዊ ወፌሬዛዊ ወኤዋዊ  
ወኢቡሳዊ፣ ሰብዐተ አሕዛበ ብዙኃነ ወጽኑዓነ እምክሙ። እና  
እግዚአብሔር አምላክህ እነርሱን ወደ እጁቸህ ያደርሳል፣ እና እነርሱን  
ትመታቸዋለህ፣ በጥፋት ታጠፋቸዋለህ፣ ከእነርሱ ጋር ኪዳን አታደርግ፣  
ወይም ምሕረት አታሳዩባቸው። ወአኮኑ ኢትጋብኩ ኅበ እሙንቱ፣ ወለተከ  
ኢትሁብ ለወልዱ፣ ወወለቶኒ ኢትንሣእ ለወልድክ። ወልድህን ከእኔ  
ይመልሳል፣ እና ሌሎቹ አማልክትን ያገለግላል፣ እና ጌታ በቁጣ ወደ እናንተ  
ይቆጣል፣ እና በፍጥነት ያጠፋሃል። ግን እንደዚህ ታደርጋላቸሁ ላቸው፡  
መሠውያቶቻቸውን ታፈርሳላቸሁ፣ ምሰሶዎቻቸውን ታስበጥበጣላቸሁ፣  
ደኖቻቸውን ታቆርጣላቸሁ፣ የአማልክታቸውን የተቀረጹ ምስሎቹ  
በእሳት ታቃጥላላቸሁ። ስለ ቅዱስ ሕዝብ አንተ ነህ ለእግዚአብሔር  
አምላክህ፣ እና አንተን መረጠ እግዚአብሔር አምላክህ ለእርሱ ውድ  
ሕዝብ ለመሆን ከሁሉ ብሔሮቹ በምድር ፊት ላይ ካሉት።

አይደለም ምክንያቱም እናንተ ከሁሉም ሕዝቦች ብዙዎች  
ስለሆናችሁ እግዚአብሔር እናንተን መረጠ፣ እና እግዚአብሔር እናንተን  
መረጠ፤ እናንተ ምክንያቱም ከሁሉም ሕዝቦች ጥቂቶች ናችሁ። ግን  
ጌታ እናንተን ስለሚወዳችሁ እና ለአባቶቻችሁ የተሐለፈውን መሐላ  
ስለጠበቀ፣ ጌታ እናንተን በኃይል አጁ አወጣ፣ እናም ጌታ ከባርነት ቤት፣  
ከግብጽ ንጉሥ ከፈርዖን አጅ ቤዛ አወጣችሁ። ወታውቅ፡ ከመ፡  
እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ውእቱ፡ አምላክ፡ አምላክ፡ አማኒ፡ ዘይዕቀብ፡  
ኪዳነ፡ ወምሕረተ፡ ለእለ፡ ያፈቅርዎ፡ ወለእለ፡ ይዕቀቡ፡ ትአዛዛቲሁ፡ እስከ፡  
ሺሕ፡ ትውልድ። ወለእለ፡ ይጻልእዎ፡ ይመልስ፡ በገጸሙ፡ ለማጥፋቶሙ፡  
ወኢየዘንግል፡ ለእለ፡ ይጻልእዎ፡ በገጸሙ፡ ይመልስሎሙ።

ወትጠብቅ ኣእዛዛተ ወሕጋተ ወፍተሐተ እሉ፡ ኩሎሙ እኔ እኤዝዝ ለከ ዮም ለግበር፡፡ ወይሆን፡መቼ፡እንደምትሰሙ፡እነዚህን፡ ትእዛዛት፡ወትጠብቁ፡ወታደር፡እነርሱ፡እግዚአብሔር፡አምላክህ፡ለአንተ፡ ኪዳኑን፡ወምሕረቱን፡ዘመሐለ፡ለአብዊክሙ፡ደጠብቁ፡ እናም ይወድዳል፡ ደባርክሃልም፡ ያበዛሃልም፡ ደባርክም ዘርዎቸከ ማሳፀንከ፡ ፍሬሃም ምድርከ፡ አህልከ፡ ወደንከ፡ ዘይትከ፡ መንገላተ በሬዎቸከ፡ መንገላተም በጎቸከ በዛ ምድር ላይ እንተ መሐለ እግዚአብሔር ለአብዊከ ለመስጠትከ፡ ተባርከህ ትሆናለህ ከሁሉ አሕዛብ፡ በእናንተ መካከል ጸንቁር አይቸንም፡ ወኢ ጸንቁር፡ እና በእንሰሳትህም፡ ወያስወግድ እግዚአብሔር አምላክከ ከአንተ ኩሎ ሕማመ፡ ወኩሎ ሕማማተ ግብጽ እኩያነ አለ ርኢከ ወእለ አእመርከ፡ ኢደሰይምዎ ላዕሌከ፡ ወደሰይምዎ ላዕሌሆሙ ኩሎሙ አለ ደጸልኩከ፡፡

እና ትበላ ሁሉ የ ምርኮ የ አሕዛብ ዘ እግዚአብሔር የ አምላክ ያንተ ደሰጣል ለአንተ አይ ደርፍ የ ዓይን ያን

ግን ከሆነ በአእምሮህ ውስጥ ትላለህ፡ ደህ ህዝብ ከእኔ የበለጠ ብዙ ነው፡ እንዴት እነርሱን ማጥፋት እችላለሁ? አይ ትፈራቸው፡ በማስታወስ ታስታውስ ምን ያህል ያደረገ እግዚአብሔር አምላክህ ለፈርዖን እና ለሁሉም ግብፃውያን፡ ታላላቁን መፈተኞች እነዚያን ታላላቅ ምልክቶችንና ድንቆችን ዓደኖቸህ የተመለከቱትን፡ ያቺን ኃይል እጅና ያንን ከፍተኛ ክንድ፡ እንደ ጌታ አምላክህ ያወጣህ፡ እንደዚሁ ጌታ አምላካቸሁ ከፊታቸው ከምትፈራቸው ለሁሉ አሕዛብ ያደርጋል፡፡ እና እግዚአብሔር አምላክህ እነዚያን ቀንዳሪቶች ወደ እነርሱ ይልካል፡ እስከ እነዚያ የተረፉ እና ከአንተ የተደበቁ እስኪጠፉ ድረስ፡ አይ ትመታ ከ ፊታቸው ፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክህ በአንተ ነው ፡ ታላቅና ኃይል አምላክ ፡ እና እግዚአብሔር አምላክህ እነዚህን ሕዝቦች ከፊትህ በትንሽ በትንሽ ያጠፋቸዋል፤ በፍጥነት ልታጠፋቸው አትችልም፡ ምድሪቱ ባዶ እንዳትሆን፡ እና የዱር አውሬዎች በላይህ እንዳይበዙ፡፡ እና ጌታ አምላክህ እነርሱን ወደ እጅቸህ ያስረክባቸዋል፡ እና እነርሱን በታላቅ ጥፋት ታጠፋቸዋለህ፡ እስከ ሙሉ በሙሉ እስክታጠፋቸው ድረስ፡ እና ደሰጣል ነገሥታቲሆሙ ውስተ እደዊክሙ፡ ወታጠፍኩ ስሞሙ

እምረት መካኒ ውህድ። ኢይቀውም ከሐዱ በቅድመ ገጽከ እስከ ታጠፍሐሙ ኩሎ።

የተቀረጹትን የአማልክታቸውን ምስሎች በአሳት ታቃጥላላቸው፤ ከእነርሱ ብርንም ሆነ ወርቅን አትመኛ፤ ለራስህ አትውሰድ፤ በእሱ እንዳትሰናከል፤ ምክንያቱም ለጌታ ለአምላክህ አስጸያፊ ነው። ወአይ አትገባ ርኩስ ወወደ ቤተካ፤ ወርኩስ ትኸውን ከም ዝ። ርኩስ ትጸልእ ወርኩስ ትጸልእ፤ እስመ ርኩስ እንተ።

8

ሁሉንም ትእዛዛት እነዚህን እኔ የማዘዛቸው ዛሬ ጠብቃቸው ለማድረግ፤ እንዲህ እንድትኖሩ እና እንድትበዛሁ እና እንድትገቡ እና እንድትወርሱ ምድሩን፤ እግዚአብሔር አምላካቸው ለአባቶቻቸው የማለው። ወትዘከር ኩሎ መንገደ ዘመራክ እግዚአብሔር አምላክከ በምድረ በዳ፤ ከመ ያሳዝነከ ወይፈትነከ ወይትወወቅ ዘበልብከ፤ እመ ትዕቀብ ትእዛዛቲሁ አው ኢትዕቀብ። ወአሠቃየከ፤ ወአራበከ፤ ወአብላዐከ ማና፤ ዘአኮ ያክምሩ አበዊከ፤ ከመ ያክምረከ፤ እስመ አኮ በእክል ባሕቲቲ ደሕየው ሰብእ፤ አላ በኩሉ ቃል ዘይወጽእ በአፈ እግዚአብሔር ደሕየው ሰብእ። ልብስህ አልያረገም ከአንተ፤ ጫማህ አልተለከፈም ከአንተ፤ እግርህ አልተቆሰለም፤ እነሆ አርባ ዓመት።

እና በልብህ ታውቃለህ፤ ምክንያቱም እንደ ማንኛውም ሰው ወልዱን እንደሚያስተምር፤ እንደዚሁ ጌታ አምላክህ ያስተምርሃል። ወትጠብቅ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላክከ ለመሄድ በመንገዶቹ ወለመፍራት አርሱ።

እስመ እግዚአብሔር አምላክከ ያበውእከ ውስተ ምድር ሠናይት ውብዙላት፤ ዘበታ ዐዘቅተ ማያት፤ ወአዕይንተ ዐዘቅተ ወፃኢት በገዳማት ወበአድባር። ምድር የሰንዴና የገብስ፤ የወይን ተክሎች፤ የበለስ ዛፎች፤ የሮማን፤ የዘይት ዛፍ፤ የዘይትና የማር ምድር። ምድር በላዩ የማትበላው

ዳቦህን በድህነት፣ እና በላዩ ምንም አትፈልግም፣ ምድር የድንጋዮቿ ብረት ናቸው፣ እና ከተራሮቹ ነሐስ ታቆፍራለህ።

ወትበልዕ ወትጸግብ ወትባርክ እግዚአብሔር አምላክክ ዲበ ምድር ሠናይት እንተ ወሀበከ። ለራስህ ተጠንቀቅ፣ እግዚአብሔር አምላክህን አትርሳ፣ እኔ ዛሬ የማዘዝህን ትእዛዛቱን፣ ፍርዶቹን እና ሕጎቹን እንዳትጠብቅ። ካልበላህ እና ካልጠገብህ፣ እና ጥሩ ቤቶቹን ካልሠራህ እና በእነርሱ ካልኖርህ፣ ወላሞቹህ፣ ወበጎቻህ፣ ሲባዙልህ፣ ብርና፣ ወርቅ፣ ሲባዝልህ፣ ወኩሉ፣ ዘይሆንልህ፣ ሲባዝልህ፣ በልብህ ተነሣህ፣ እና ከግብጽ ምድር፣ ከባርነት ቤት ያወጣህን የአምላክህን እግዚአብሔርን ትረሳ። ያ አመጣህ አንተን በያ ታላቅ እና አስፈሪ በረሃ፣ የት እባብ ነካሸ፣ ጊንጥ፣ እና ጥም ነበረ፣ የት ውሃ አልነበረም፣ ያ አወጣልህ ከድንጋይ ገደል ምንጭ ውሃ። የአመገብህን ማና በምድረ በዳ የማታውቀው አንተ፣ እና የማያውቁት አባቶቻህ፣ ያሳዝንህ ዘንድ፣ እና ይፈትንህ ዘንድ፣ እና በመጨረሻ ቀናትህ ደህና ያደርግህ ዘንድ። በልብህ አትበል፣ ኃይሌ እና የእጁ ብርታት ይህን ታላቁን ኃይል እኔ ሠራ። ወትዘከር፣እግዚአብሔር፣ አምላክክ፣አስሙ፣ውእቱ፣ለከ፣ይሁብ፣ጎይለ፣ለምግባር፣ጎይለ፣ወከመ፣ ያቀውም፣ኪዳኖ፣ዘመሐለ፣እግዚአብሔር፣ለአበዊከ፣ከመ፣ኖም።

ወይሆን፣እንተ፣በርስት፣ትርሳ፣እግዚአብሔር፣አምላክክ፣ወትሑር፣ ድሳረ፣አማልክት፣ባዕድ፣ወታገልግሎሙ፣ወትሰግድ፣ሎሙ፣እመክረክሙ፣ ኖም፣ሰማዩ፣ወምድረ፣አስሙ፣በሙስና፣ትሙቱ። እንደ ሌሎቹ አሕዛብ እግዚአብሔር አምላክ ከጌታቸው የሚያጠፋቸው ሁሉ፣ እንደዚሁ ትጠፋላቸው፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር አምላካቸውን ድምፅ ስላልሰማቸው።

9

ስማ እስራኤል፣ አንተ ዛሬ የርዳኖስን ትሻገራለህ ታላላቅ እና ከእናንተ በላይ ጠንካሮቹ የሆኑ አሕዛብን ለመግባት ለመውረስ፣ ታላላቅ እና እስከ ሰማይ የተመሸጉ ከተሞቹን። ሕዝብ ዐቢይ ወብዙሕ ወነዋሕ ፣ ደቂቀ ዓናቅ ፣ እለ አንተ ታአምር ፣ ወአንተ ሰማዕከ ፣ መኑ ይቀውም

በፊት ገጸሙ ለደቂቀ ዓናቅ ። ወትራልጥ ዛሬ፣ እግዚአብሔር አምላክህ ይህ በፊትህ ይቀድማል፣ እሳት አጥፊ ነው፣ ይህ ያጠፋቸዋል፣ ወይህ ከፊትህ ይመልሳቸዋል፣ ወያጠፋቸዋል በፍጥነት፣ እንደ እግዚአብሔር ለአንተ እንዳለ። በልብህ አትበል፤ እግዚአብሔር አምላክህ እነዚህን ሕዝቦች ከፊትህ በሚያጠፋበት ጊዜ እያልክ፤ በጽድቁ ነው እግዚአብሔር ይህችን ጥሩ ምድር ለመውረስ ያስገባኛ። አይደለም በጽድቅህ፣ ወአይደለም በቅድስና ልብህ አንተ ትገባ ለመውረስ ምድራቸውን፣ ግን በኃጢአት አሕዛብ እነዚህ እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ከፊትህ፣ እና እንዲሁም ያቆም ኪዳኑን፣ ዘማለ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ለአብርሃም እና ለይስሐቅ እና ለያዕቆብ።

ወትኦውቅ ዛሬ ከመ አኮ በጽድቅክ እግዚአብሔር አምላክክ ይሁበክ ዛታ ምድረ ሠናይተ ለወርስ ፣ እስመ ሕዝብ ጽኑዕ ክሳድ አንተ ። ዘክር፣ አትርሳ ምን ያህል አስቆጣህ እግዚአብሔርን አምላክህን በምድረ በዳ፣ ከወጣቸሁበት ቀን ከግብፅ እና እስከመጣቸሁበት ወደዚህ ቦታ ድረስ፣ ለእግዚአብሔር እየተቃወማቸሁ ቀጥላቸሁ።

ወበኮራብ አስቆጣቸሁ ጌታን፣ ወተቈጣ ጌታ በአናንተ ላይ እናንተን ለማጥፋት። በእኔ ወደ ተራራው በመውጣት ጊዜ የድንጋይ ጽላቶችን፣ የቃል ኪዳኑን ጽላቶች እግዚአብሔር ከአናንተ ጋር ያደረገውን ለመውሰድ፣ በተራራው ላይ አርባ ቀናት እና አርባ ሌሊቶች ቆየሁ፣ ዳቦ አልበላሁም እና ውሃ አልጠጣሁም። ወሀበኒ፣ እግዚአብሔር፣ ክልኤተ፣ ጽላተ፣ ኩኩሕ፣ ጽሑፋተ፣ በጽንዕ፣ እግዚአብሔር፣ ወላዕሌሆን፣ ጽሑፋን፣ ኩሉ፣ ቃላት፣ እለ፣ ተናገረ፣ እግዚአብሔር፣ ኅቤክሙ፣ በደብር፣ በመዓልተ፣ ማሳበር። ወኮነ በአርባዕቱ መዋዕል ወበአርባዕቱ ሌሊት ወሀበኒ እግዚአብሔር ክልኤተ ጽላተ ዘእብን፣ ጽላተ ኪዳን። እና ግድታ አለኝ፣ ተነሣና በፍጥነት ከዚህ ውረድ፣ ምክንያቱም ከግብጽ ምድር ያወጣኸው ሕዝብህ ሕገ ወጥነትን ሠርቷል፤ ላዘዘኋቸው መንገድ በፍጥነት ተላለፉ፤ እና ለራሳቸው የተቀላቀለ ምስል ሠሩ።

ወይቤ እግዚአብሔር ኅበ አነ እንዘ ይብል፣ ተናገርኩ ኅበ ከመ አሐተ ወክልኤተ እንዘ ይብል፣ ርኢኩ ዘ ሕዝብ ዘንተ፣ ወናሁ ሕዝብ ጽኑዕ

ክሳድ ውስቱ። እና አሁን እነርሱን ለማጥፋት ፍቀዷኝ፤ እና ከሰማይ በታች ስማቸውን እደምስሳለሁ፤ እና አንተን ወደ ታላቅ እና ጠንካራ ሕዝብ እሠራለሁ፤ እና ከዚህ በላይ ብዙ። ወመልሰ ወረድኩ እምነ ደብር፤ ወደብሩ ይገደድ በእሳት አስከ ሰማይ፤ ወክልኤቱ ጽላተ ምስክር ላዕለ ክልኤቱ እደዋዩ። ወአይቼ ስለ አበሳቸሁ በፊት እግዚአብሔር አምላካቸው፤ ወሠራቸው ለእናንተ የተለወጠ ምስል፤ ወተላለፋቸው ከመንገዱ የትኛውን አዘዘ እግዚአብሔር ለእናንተ ለማድረግ፤ እና ሁለቱን ጽላቶቹ ይገባ፤ እነርሱን ከሁለቱ አጃቹ ወረወርኩ፤ እና በፊታቸው ሰበርኳቸው። ወለመንኩ በፊት እግዚአብሔር ሁለተኛ በከመ ወቀዳሚ፤ አርባዓ መዋዕል ወአርባዓ ሌሊት፤ እክል አኮ በላዕኩ ወማዳ አኮ ሰተይኩ፤ በእንተ ኩሉ ኃጢአትክሙ አለ አበስክሙ ለግበር እኩዩ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ለአምዓዮ። እናም ፈራሁ በቁጣና በመቃጣቱ ምክንያት፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ተቈጣ እናንተን ለማጥፋት፤ እናም እግዚአብሔር ሰማኝ በዚህም ጊዜ። እናም በአሮን ላይ ተቈጣ እኩን ለማጥፋት፤ እናም ጸለይሁ እንዲሁም ስለ አሮን በዚያ ጊዜ። ወኃጢአትክሙ፡-ዘግበርክሙ፡-ዘውስቱ፡-ሐርገ፡-ነሣእክዎ፡ ወአውዐይክዎ፡-በእሳት፡-ወሐረስክዎ፡-እንዘ፡-እስሐቆ፡-ጥቀ፡-እስከ፡-ኮነ፡ ለጢቀ፡-ወኮነ፡-ከመ፡-ሐመር፡-ወወረወርኩ፡-ሐመረ፡-ወስተ፡-ወዲ፡-ዘዩወርድ፡ እምደብር።

እና በማቃጠል ውስጥ፤ በፈተና ውስጥ እና በምኞት መቃብሮቹ ውስጥ ጌታን አስቆጣቸው ነበር። እና መቼ ጌታ እናንተን ከቃዴሽ ባርኔ ላክ እያለ፡- ውጡ እና ምድሩን ውረሱ፡- እኔ ለእናንተ አሰጣለሁ እና የጌታ የአምላካቸውን ቃል አልታዘዙም፤ እና ለእርሱ አላመናቸውም፤ እና ድምጹን አልሰማቸውም። ካታዘዙ ነበርክሙ ንእግዚአብሔር ካብታ መዓልቲ እትፈልጥ ንሰኻትኩም። ወለመንኩ፡- በቅድመ፡- እግዚአብሔር፡- አርባዕቱ፡- መዋዕሉ፡- ወአርባዕቱ፡- ሌሊት፡- ኩሎን፡- ዘለመንኩ፡- እስመ፡- ይቤ፡- እግዚአብሔር፡- ከመ፡- ያጠፍኦሙ፡- ለክሙ። እና ወደ እግዚአብሔር ጸለይኩ፤ እናም እንዲህ አልኩ፡- እግዚአብሔር የአማልክት ንጉሥ፤ የሕዝብህን እና የድርሻህን ካታጥፋ፤ ዘቤዛ ከፈልክ፤ ዘከግብጽ ምድር በታላቅ ኃይልህ፤ በኃይለኛ አጅህ፤ እና በከፍተኛ ክንድህ አወጣሳ። ዘክር አብርሃምን እና ደስሐቅን እና ያዕቆብን አገልጋዮቻህን፤ እነዚያ ላቸው

በራስህ የመሐልከው፤ አትመልከት በዚህ ሕዝብ ጠንካራነት ላይ፤ እና በርኩሶቻቸው እና በኃጢአቶቻቸው ላይ። የሚኖሩት ምድር ከዚያ ከአወጣህን ቦታ እንዲህ እያሉ አይናገሩ፤ ጌታ እነርሱን ወደ ምድር ላስገባቸው ስላልቻለ እና ስለጠላቸው፤ በምድር በዳ ለመገደል አወጣቸው ብለው። ወእኩ ሕዝብከ ወርሶትከ፤ እለ አውዳእከ እምድረ ግብጽ በጎይልከ ዐቢይ፤ ወበአደክ ጽንዕት፤ ወበመዝራዕትከ ልዑል።

10

በዚያ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እኔ አለ፤ እንደ የመጀመሪያዎቹ ሁለት የድንጋይ ጽላቶቹን ለራስህ ቀረጽ፤ እና ወደ ተራራ ወደ እኔ ውጣ፤ እና የእንጨት ታቦትን ለራስህ ታደርጋለህ። እናም በእነዚያ ጽላቶች ላይ እነዚያን ቃላት ትጽፋለህ፤ እነዚያም በመጀመሪያዎቹ ጽላቶች ላይ የነበሩ እነዚያን የሰበርካቸው፤ እናም እነርሱን ወደ ታቦቱ ታስገባለህ። እና ከማይበሰብሱ እንጨቶች ታቦት አደረግሁ፤ እና እንደ መጀመሪያዎቹ የድንጋይ ጽላቶችን ቀረጽሁ፤ እና ሁለቱ ጽላቶች በእጆቼ ሆነው ወደ ተራራው ወጣሁ። እና በሰሌዳዎቹ ላይ እንደ የመጀመሪያው ጽሑፍ አስሩን ቃላት ጻፏል፤ እነዚያም ጌታ በተራራው ላይ ከእሳቱ መካከል ወደ እናንተ የተናገራቸው ናቸው፤ እና ጌታ እነዚያን ለእኔ ሰጠኝ። ወተመልሱ፤ ወረድኩ፤ እምነ፤ ደብር፤ ወወደደኩ፤ ሰላዕተው፤ ስተ፤ ታቦት፤ እንተ፤ ገበርኩ፤ ወሀለዎ፤ ሀየ፤ በከመ፤ አዘዘኒ፤ እግዚአብሔር። የእስራኤል ልጆች ከያቄም ልጆች ቤሮት ሞሴራ ተነሱ፤ አሮን እዚያ ሞተ እና እዚያ ተቀበረ፤ ልጁ ኤልዳዘር በምትኩ ካህን ሆኖ አገለገለ። ከዚያ ወደ ጋድጋድ ሄዱ፤ እና ከጋድጋድ ወደ አጤባታ፤ የውኆች ጎርፎች ምድር።

በያው ጊዜ እግዚአብሔር የሌዊን ነገድ ከፈለ፤ የእግዚአብሔርን የኪዳን ታቦት ማንሳት፤ በእግዚአብሔር ፊት መቆም፤ ማገልገል እና በሰሙ መጸለይ እስከ ደህ ቀን። በዚህ ምክንያት ለሌዊውያን ድርሻና ዕጣ የለም በወንድሞቻቸው መካከል፤ እግዚአብሔር ራሱ ዕጣቸው ነው፤ እንደተናገረው። ወአነሲ ቆምኩ በውስተ ተራራ አርባዓ መዋዕለ ወአርባዓ ሌሊተ። ወሰምዐ እግዚአብሔር እምኔየ በውስተ ዝንቱ ጊዜ፤ ወኢፈቀደ እግዚአብሔር ከመ ያጠፍአክሙ። ወደቤ እግዚአብሔር ጎበ

አነ፡ ሑር፡ ተንሥኦ ቅድመ ሕዝብ ዝንቱ፡ ወደባኡ ወደርስዑ ምድረ፡ አንተ መሐልኩ ለአበዊሆሙ ከመ አሁብሙ።

ወአሁኒ አስራኤል፡ ምንተ እግዚአብሔር አምላክከ ይሰክል እምኔከ፡ ዘአንበለ ከመ ትፍራህ እግዚአብሔር አምላክከ፡ ወትሑር በኩሉ መንገሉ፡ ወታፍቅሮ፡ ወትትለአክ እግዚአብሔር አምላክከ እምኩሉ ልብከ፡ ወእምኩሉ ነፍስከ። የጌታ የአምላክህ ትእዛዞቻን እና የእርሱን ሕጎች እኔ ዛሬ የማዘዝህን ሁሉ ጠብቅ፤ እንዲሁም ለአንተ መልካም እንዲሆንልህ። ተመልከት የጌታ የአምላክህ ሰማይ እና የሰማዩ ሰማይ፡ ምድር እና በውስጧ ያለው ሁሉ። ከ፡ አባቶቻቸው፡ ጌታ፡ ቀደመ፡ ለመውደድ፡ እነርሱን፡ እና፡ መረጠ፡ ዘራቸውን፡ ከእነርሱ፡ ጋር፡ እናንተን፡ ከሁሉ፡ አሕዛብ፡ በዚህ፡ ቀን። እናንተም የልባቸውን ጠንካራነት ትግረዙ፤ የአንገታቸውንም አትጠንክሩ። አስመ እግዚአብሔር አምላክክሙ ዝንቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ ኦጋእዝት፡ አምላክ ዐቢይ ወጽኑዕ ወፈሪህ፡ ዘኣኮ ያደንቅ ገጸ ወኢ ደንሣእ ሀብተ። ለእንግዳ፡ ለድሀ እና ለመበለት ፍርድ ያደርጋል፤ እንዲሁም እንግዳውን ይወዳል ዳቦና ልብስ ለመስጠት። እናንተም ለመጻክ ትዋደዱ። አስመ መጻክት ሆንክሙ በምድረ ግብጽ።

ጌታ አምላክህን ትፈራለህ፡ እና ለእርሱ ታገለግላለህ፡ እና ከእርሱ ጋር ትጣበቃለህ፡ እና በስሙ ትምላለህ። ይህ ኩራትህ ነው፡ እና ይህ አምላክህ ነው፡ እርሱ በአንተ ውስጥ እነዚህን ታላላቅና ክቡራን ነገሮች ሠራ፤ እነዚህም አይኖቸህ ያዩዋቸው። በሰባ ነፍሳት አባቶቻህ ወደ ግብፅ ወረዱ። አሁን ግን እግዚአብሔር አምላክህ እንደ ሰማይ ከዋክብት በብዛት አደረገህ።

ወአንተ ትፈቅድ እግዚአብሔር አምላክከ፡ ወትጠብቅ ጥበቃዎቹን፡ ወሕጎቹን፡ ወትእዛዛቱን፡ ወፍርዶቹን በኩሉ መዋዕል። ወትፈልጡ ዛሬ፡ እንጂ አይደሉም ልጆቻቸው፡ እነዚያ አያውቁም ወይም አላኖም ትምህርተ እግዚአብሔር አምላክህ፡ ወታላላቅ ተግባራቱ፡ ወእጁ

ኃይል፣ ወክንዱ ከፍተኛ፣ ወመለክዕቲሁ፣ ወመደነቂሁ፣ ኩሎ፣ ዘገብረ፣  
ውስተ፣ ማእከለ፣ ግብጽ፣ ለፈርዖን፣ ንጉሠ፣ ግብጽ፣ ወለኩሉ፣ ምድሩ። እና  
በግብፃውያን ኃይል ላይ ምን ያህል እንዳደረገ፣ እና በሰረገላዎቻቸው፣ እና  
በፈረሶቻቸው፣ እና በኃይላቸው፣ የቀይ ባሕር ውሃ እንዴት በእነርሱ ፊት  
ላይ እንደጥለቀለቀ፣ ከአናንተ ኋላ እየተከተሉ እያሉ፣ እና ጌታ እስከ ዛሬ  
ቀን ድረስ እንዴት እንዳጠፋቸው። እና በምድረ በዳ ለእኛ ያደረገውን  
ሁሉ እስከ ወደዚህ ቦታ እስክትመጡ ድረስ፣ እና ለዳታን እና ለአቤርን  
የኤልያብ ልጆች የሮቤን ልጅ ያደረገውን ሁሉ፣ እነዚያም መሬት አፍን  
ከፍታ ሞጠቻቸው፣ እና ቤቶቻቸውን፣ እና ድንኳኖቻቸውን፣ እና ሁሉንም  
ንብረታቸውን ከእነርሱ ጋር የነበረውን በመላው እስራኤል መካከል።  
ስለዚህ አደኖቻቸው አይተዋል ሁሉንም ታላላቅ ሥራዎች  
የእግዚአብሔር፣ ብዙዎቹን ያደረገ በአናንተ ዛሬ።

ወትጠብቁ፣ ኩሎ፣ ትእዛዛቲሁ፣ ዘአነ፣ እኤዝዘከ፣ ዮም፣ ከመ፣ ትሕዳወ፣  
ወትብዝኑ፣ ወቦእክሙ፣ ትወርሱ፣ ምድረ፣ ውስተ፣ እንተ፣ አንተ፣ ስሙ፣ ትሰደዱ፣  
ዮርዳኖስ፣ ህዳ፣ ከመ፣ ትርስዋ። እና ት ረጅም አድሜ እንድትኖሩ በዚያ ምድር  
ላይ፣ እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ለእነርሱ እና ለዘሮቻቸው ከእነርሱ ጋር  
ለመስጠት የማለ፣ ወተተና ማር የምትፈስስ ምድር። ይህ መሬት እዚያ  
ለመውረስ የምትገባባት፣ እንደ ግብፅ መሬት አይደለችም፣ ከዚያ  
የወጣቸውበት፣ ዘረን ሲዘሩ እና በእግሮቻቸው ሲያጠጡ፣ እንደ  
የአትክልት ጓሮ። ይህን መሬት ግን እዚያ ለመውረስ የምትገባባት፣  
ተራራማና ሜዳማ መሬት ናት፣ ከሰማይ ዝናብ ውሃ ትጠጣለች። ምድር፣  
እግዚአብሔር አምላክህ እሷን ሁልጊዜ የሚቆጣጠራት፣ የእግዚአብሔር  
አምላክህ አደኖች ከዓመቱ መጀመሪያ እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ በእሷ  
ላይ ናቸው።

ካልእ ግን በመስማት እንተ ሰማዕክሙ ኩሎ ትእዛዛተ ዘአነ  
እኤዝዘከ ዮም ለምፍቃር እግዚአብሔር አምላክከ ወለምግልጋሉ  
እምኩሉ ልብከ ወእምኩሉ ነፍስከ ዝናብን ለምድርህ በወቅቱ  
ቀዳሚውንና ኋላውን ደሰጣል፣ እና አህልህን፣ ወደንህንና ዘይትህን  
ታመጣለህ። እና በሜዳዎቻህ ውስጥ ለከብቶቻህ መኖ ደሰጣል፣ እና  
በልተህ ጠግባህ፣ ተጠንቀቅ ለራስህ እንዳደሰላል ልብህ፣ እናም

እንዳትበድሉ፣ እናም እንዳታገልግሉ አማልክት ሌሎች፣ እናም እንዳትሰግዱ ላቸው። እና ጌታ በቁጣ ተቁጥቶ ላይ እናንተ፣ እና ሰማይን ይዘጋ፣ እና ዝናብ አይሆንም፣ እና ምድር ፍሬ ዋን አትሰጥም፣ እና ከጥሩ ምድር በፍጥነት ትጠፋላችሁ፣ ጌታ ለእናንተ የሰጣችሁ።

እና እነዚህን ቃላት በልባችሁ እና በነፍሳችሁ ውስጥ ትጥሉ፣ እና እነርሱን በእጃችሁ ላይ ለምልክት ታስሩ፣ እና በአይናችሁ ፊት የማይናወጥ ይሆናል። ወታስተምርዎሙ እሙንቱ ውሉደክሙ ለይንግሩ በእሙንቱ፣ በነበርክ አንተ በቤት፣ ወበሐርክ አንተ በፍኖት፣ ወበነመክ አንተ፣ ወበተንሣእክ አንተ። ወትጽሐፉ እሙንቱ ዲበ ሰኩናተ አብያቲክሙ ወእንቀጻቲክሙ። እንዲረዝሙ፣ እናም የእናንተ ልጆች ቀናት በምድር ላይ፣ እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ ላቸው ለመስጠት የመሐላው፣ እንደ የሰማይ ቀናት በምድር ላይ። ወይሆናል እንደ በመስማት ብትሰሙ ሁሉንም እነዚህን ትእዛዛት እኔ ዛሬ የማዘዝህ ለማድረግ፣ ለእግዚአብሔር አምላካችን ለመፍቀር፣ በሁሉም መንገዶቹ ለመሄድ፣ ወለእርሱ ለመጣበቅ፣ እና እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ኣሕዛብ ከፊታችሁ ያወጣል፣ እናንተም ከእናንተ የበለጠ ታላላቅና ጠንካራ ኣሕዛብን ትወርሳላችሁ። ሁሉ ቦታ የእናንተ አግር ዱካ የሚረግጥበት ለእናንተ ይሆናል፣ ከበረሃ እና ከአንቲሊባኖስ፣ እና ከጥቁር ወንዝ፣ ከዩፍራጢስ ወንዝ፣ እና እስከ ምዕራብ ባሕር ድረስ የአንተ ድንበሮች ይሆናሉ። አንድም በፊታችሁ አይቆምም፣ እና እግዚአብሔር አምላካችሁ ፍርሃታችሁንና መንቀጥቀጣችሁን በምትረግጡበት ምድር ሁሉ ፊት ያደርጋል፣ ወደ እናንተ እንደተናገረ።

ተመልከቱ፣ እኔ ዛሬ በፊታችሁ በረከትንና አርግማንን አሰጣለሁ። ያን በረከት፣ ከሆነ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላክክሙ አለ እነ እኤዝዝክሙ ዮም ትሰምዑ። እና መርገሙ፣ የእግዚአብሔር አምላካችሁን ትእዛዛቶ ካልሰማችሁ፣ ዛሬ የማዘዛችሁን ሁሉ፣ እናም ካዘዝኋችሁ መንገድ ወደቁ፣ ሄዳችሁ የማታውቁቸውን ሌሎች አማልክት ለማገልገል። እና ይሆናል እግዚአብሔር አምላክህ ወደ ምድር ሲያስገባህ፣ ወደ እዚያ እየተሻገርህ እሷን ለማውረስ፣ በረከትን በገሪዚም ተራራ ላይ ትሰጣለህ፣ እና አርግማንን በገደባል ተራራ ላይ። አይደለም

እነሆ እነዚህ በኖርዳኖስ ማዶ፣ በፀሐይ ምዕራብ መንገድ ጏላ፣ በከነዓን ምድር፣ በምዕራብ ላይ የሚኖረው፣ ጎልጎልን ተከትሎ፣ ከከፍተኛዋ ኦክ ቅርብ? እናንተ ለእንደምትሻገሩ ኖርዳኖስን፣ ገብታችሁ ለመውረስ ምድሩን፣ እግዚአብሔር አምላክነ የሚሰጥ ለእናንተ በርስት በኩሉ መዋዕል፣ ወትኖሩ በእሷ።

እናም የእርሱን ትእዛዞች ሁሉ ለማድረግ ትጠብቁ፣ እና እነዚህን ፍርዶች፣ ዛሬ በፊታችሁ የምሰጣችሁን ብዙ።

12

እና እነዚህ ትእዛዛት እና ፍርዶች ዘትጠብቁ ለማድረግ በምድር ዘእግዚአብሔር አምላክ አባቶቻችሁ ይሰጣችሁ በርስት፣ በሁሉ ቀናት ዘእናንተ ትኖራላችሁ ላይ ምድር። በጥፋት ታጠፋላችሁ ሁሉንም ቦታዎች በውስጣቸው እነርሱ አገለገሉ እዚያ ለአማልክታቸው፣ እነርሱን እናንተ የምትወርሷቸውን፣ በከፍተኛ ተራሮች ላይ፣ እና በኮረብቶች ላይ፣ እና በጥቅጥቅ ዘፍ ስር። ወአንተም ትፈርስ መሠውያቸው፣ ወአንተም ትሰብር ምሰሶቸው፣ ወደኖቸው ትቆርጥ፣ ወቅርጻ ቅርጾቸው ለአማልክቶች ታቃጥል በእሳት፣ ወታጠፋ ስሞሙ እምነ ቦታ ያ። አይ ትገብሩ እንዲህ ለእግዚአብሔር አምላክክሙ። ግን ወደ ቦታው የትኛውን እግዚአብሔር አምላክህ በአንዱ ከከተሞቻችሁ ይመርጣል ስሙን እዚያ ለመሰየም እና ለመጠራት፣ ትፈልጋላችሁ እና እዚያ ትመጣላችሁ። እናም እዚያ ታመጣላችሁ የእናንተን ሙሉ መሥዋዕት፣ የእናንተን መሥዋዕት፣ የእናንተን መጀመሪያ ፍሬዎች፣ የእናንተን ጸሎቶች፣ የእናንተን ፈቃደኛ መሥዋዕት፣ የእናንተን ስምምነቶች፣ የእናንተን የበሬዎች በኩር እና የእናንተን የበጎች በኩር። እናም እዚያ በእግዚአብሔር አምላካችሁ ፊት ትበላላችሁ፣ እናም በእናንተ እጃችሁ በሚያደርጉት ሁሉ ላይ ትደሰታላችሁ፣ እናንተና ቤተሰቦቻችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክህ ስለባረከህ።

ሁሉንም እኛ እዚህ ዛሬ አናደርገው ያለነውን አታደርጉ፣ እያንዳንዱ በፊቱ የሚያስደስተውን፣ አይደለም ለ እስከ አሁን ድረስ ወደ እረፍቱ እና

ወደ ርስቱ መጥታቸው ነው ዘ እግዚአብሔር አምላካችን ለእናንተ ደሰጣቸዋል። እናም የኖርዳኖስን ወንዝ ትሻገራላቸው፤ እናም ጌታ አምላካችን እንደ ውርስ በሚሰጣቸው ምድር ላይ ትኖራላቸው፤ እናም ከዙሪያቸው ካሉ ከሁሉም ጠላቶቻቸው ያሳርፋቸዋል፤ እናም በደህንነት ትኖራላቸው። እናም ደሆናል ቦታው ዘጌታ አምላክህ ስሙ እዚያ እንዲጠራ የሚመርጠው፤ እዚያ ታመጣላቸው ዛሬ እኔ የማዘዘቸውን ሁሉ፤ የምታቃጥሉ መሥዋዕቶቻቸውን፤ መሥዋዕቶቻቸውን፤ አሥራቱን ክፍሎቻቸውን፤ የአጃቻቸውን የመጀመሪያ ፍሬዎቻችን፤ እና ለጌታ ለአምላካቸው የምታስቡትን ሁሉ የተመረጡ ስጦታዎቻቸውን። እናንተና የእናንተ ወንዶች፤ የእናንተ ሴቶች፤ የእናንተ ወጣቶች፤ የእናንተ ወጣት ሴቶች፤ እና በበሮቻቸው ላይ ያለው ሌዋዊ በእግዚአብሔር አምላካቸው ፊት ትደሰታላቸው፤ ምክንያቱም ከእናንተ ጋር ድርሻም ዕጣም የለውም። ለራስህ ተጠንቀቅ፤ የማቃጠያ መሥዋዕትህን በምታየው ማንኛውም ቦታ አታቅርብ። ግን ወደ ቦታው የትኛውን እግዚአብሔር አምላክህ በአንዱ ከነገዶቻቸው ደመርጠዋል፤ እዚያ የማቃጠያ መሥዋዕቶቻቸውን ታመጣላቸው፤ እና እዚያ ዛሬ እኔ የማዘዘህን ሁሉ ታደርጋለህ። ግን በሁሉ ፍላጎትህ ትሠዋለህ፤ እና እንደ እግዚአብሔር አምላክህ ባረከህ በሁሉ ከተማ ሥጋ ትበላለህ፤ ርኩሱም ንጹሁም አንድ ላይ እንደ አጋዘን ወይም እንደ አጋዘን ይበላሉ። ነገር ግን ደሙን አትብሉ፤ ላይ ምድር ታፈሱት እንደ ውሃ።

በከተሞቻቸው ውስጥ የሰንዴህን፤ የወደንህን እና የዘይትህን አስረኛ ክፍል፤ የላሞቻቸውንና የበጎቻቸውን በኩር፤ ምን ያህል እንደምታስብላቸው ሁሉንም ጸሎቶቻቸውን፤ ቃል ኪዳኖቻቸውን እና የአጃቻቸውን መጀመሪያ ፍሬዎች ልትበላ አትቸልም። ግን በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት በሚመርጠው ቦታ ብቻ ትበላው፤ አንተና ልጅህ፤ ሴት ልጅህ፤ ባሪያህ፤ ገረጅህ፤ እና በከተሞቻቸው ውስጥ ያለው መጻተኛ፤ እና በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት እጅህን በምትጥልበት ሁሉ ትደሰታለህ።

ለራስህ ተጠንቀቅ፤ በምድር ላይ በምትኖርበት ጊዜ ሁሉ የለዊን አትተው።

ግን ጌታ አምላክህ ድንበሮቻህን ካስፋ፣ እንደተናገረህ፣ እና ሥጋ እበላለሁ ብትል፣ ነፍስህ ሥጋ ለመብላት ከመኘኘት፣ በነፍስህ ሁሉ ምኞት ሥጋ ትበላለህ። ከሆነ ግን ቦታው ሩቅ ከሆነ፣ እግዚአብሔር አምላክህ ስሙ እዚያ እንዲጠራ የሚመርጠው፣ እና ከከብቶቻህ እና ከበጎቻህ አምላክ የሚሰጥህን ትወዳለህ፣ እንደ አዘዘኩህ መንገድ፣ እና በከተሞቻህ እንደ ነፍስህ ምኞት ትበላለህ። እንደ ጋዜላ እና አጋዘን የሚበሉት እንደዚህ ትበላው፣ ርኩሱም በአንተ ዘንድ እና ንጹሁም በተመሳሳይ ይበላል። ተጠንቀቅ በጥንካሬ ደም እንዳትበላ፣ ምክንያቱም ደሙ ነፍሱ ነው፣ ነፍስ ከሥጋው ጋር አትበላም። አይበሉት፣ በምድር ላይ እንደ ውሃ ታፈስሱት። አትብላው፣ እንዲህ ሆኖ መልካም ለአንተ ይሆናል እና ለልጆቻህ ከአንተ በኋላ፣ መልካሙን እና አስደሳቾቹን በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት ብታደርግ። ነገር ግን የቅዱሳንህ ነገሮች ለአንተ ከሆኑ፣ እና የጸሎትህን ወስደህ ወደ ቦታው ትመጣለህ፣ ጌታ አምላክህ ስሙ እዚያ እንዲጠራ የሚመርጠውን። ወትብር የአንተን የሙሉ ማቃጠያ መሥዋዕት፣ ስጋውን ታቀርብ በመሥዋዕት ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አምላክህ ላይ፣ ደሙን ግን የአንተን መሥዋዕት ታፈስ ወደ መሠረተ መሥዋዕት ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አምላክህ፣ ስጋውን ግን ትበላ። ጠብቅና ስማ፣ እና እኔ የማዘዝህን ሁሉንም ቃላት ታደርጋለህ፣ ለአንተና ለልጆቻህ ለዘላለም ደህና እንዲሆንላቸው፣ የሚያስደስተውንና የሚያምረውን በጌታ አምላክህ ፊት ብታደርግ።

ግን እግዚአብሔር አምላክህ ብሔራትን ከፊትህ ካጠፋ፣ እነርሱ መሬታቸውን ለመውረስ እዚያ ትገባ፣ እና ትወርሳት፣ እና በመሬታቸው ትኖር። ለራስህ ተጠንቀቅ፣ እነርሱ ከፊትህ ከተጠፉ በኋላ እነርሱን ለመከተል በጥንቃቄ አትፈልግ፣ እያልክ፣ እነዚህ አሕዛብ ለአማልክታቸው እንዴት ያደርጋሉ? እኔም አስራለሁ። ለአምላክህ እንደዚህ አታደርግ፣ ምክንያቱም እነዚህ የጌታ አስጸያፊዎች ዘተጸዩፈ በአማልክቶቻቸው አደረጉ፣ ምክንያቱም ወንዶች ልጆቻቸውንና ሴቶች ልጆቻቸውን በአሳት ለአማልክቶቻቸው ያቃጥላሉ።

ሁሉ ቃል የአኔ እዘዝላቸው ዛሬ፣ ይህን ትጠብቁ ለማድረግ፣  
አትጨምሩ ላይው፣ ወይም አትወስዱ ከእሱ።

ግን ብሆን በአንተ ውስጥ ነቢይ ወይም ሕልም የሚያልም ሰው  
ይነሳ፣ እና ለአንተ ምልክት ወይም ተአምር ይሰጥ፣ እና ምልክቱ ወይም  
ተአምሩ የተናገረው ወደ አንተ እያለ እንሂድ እና እናገልግል ሌሎች  
አማልክትን የማታውቁቸውን ቢመጣ። አይትሰሙ የዚያ ነቢይ ቃላት  
ወይም የዚያ ሕልም ሕልመኛ፣ ስለዚያ እግዚአብሔር አምላካቸው  
እናንተን ይፈትናቸዋል፣ አምላካቸውን በሙሉ ልባቸው እና በሙሉ  
ነፍሳቸው እንደምትወዱት ለማወቅ። ከኋላ እግዚአብሔር አምላካቸው  
ሂዱ፣ እርሱን ፍሩ፣ ድምጹን ስሙ፣ እና በእርሱ ጽኑ ሁኑ። ወይኸ ነቢይ ያ  
ወይም ይኸ የሕልም ሕልም የሚያልም ያ፣ ደሞታል፣ ለምክንያቱም  
ተናገረ ለማሳሳትህ ከእግዚአብሔር አምላክህ ያወጣህ ከምድረ ግብጽ፣  
ቤዛ የከፈለልህ ከባርነት፣ ለማስወጣትህ ከመንገዱ የአዘዘህ  
እግዚአብሔር አምላክህ ለመሄድ በእሷ፣ ወታጠፋላቸው ክፉውን  
ከእናንተ መካከል።

ግን ብሎ ቢያበረታታህ ወንድምህ ከአባትህ ወይም ከእናትህ ወይም  
ወልድህ ወይም ሴትልጅህ ወይም ሚስትህ በእቅፍህ ወይም ወዳጅህ  
እኩል ለነፍስህ በድብቅ እያለ እንሂድ እናም እናገልግል ሌሎች  
አማልክትን የትኞቹን አላወቅህም አንተና አባቶቻህ። ከአማልክት  
አሕዛብ እነዚያ በዙሪያቸው ያሉ፣ እነዚያ ወደ አንተ እየቀረቡ ያሉ ወይም  
እነዚያ ከአንተ ሩቅ ያሉ፣ ከምድር ጫፍ እስከ ምድር ጫፍ ያሉ፣ አይ  
ትሰማህ ለእርሱ፣ እና አይ ትሰማ የእርሱን፣ እና ዓይንህ አይ ትርጎም ላይ  
ለእርሱ፣ አይ ትመኝ ላይ ለእርሱ፣ ወአይ ትሸፍን እርሱን። ማስታወቅ  
ታስታውቃለህ ስለ እርሱ፣ እና እጆቻህ በመጀመሪያ ላይ ይሆናሉ ለመገደል  
እርሱ፣ እና የሁሉ ሕዝብ እጆቻቸው በመጨረሻ ላይ። እና በድንጋይ  
ይወግሩታል፣ ደሞታልም፣ ምክንያቱም አንተን ከእግዚአብሔር  
አምላክህ፣ ከግብጽ ምድር፣ ከባርነት ቤት ያወጣህ፣ ለማስለወጥ ፈለገ።  
ወ ኩሉ እስራኤል ሰሚዖሙ ይፈርሁ ወ አኮ ይወስኩ ደግሚ ለገቢር  
በከመ ዝ ቃል እኩይ በውስቴትክሙ።

ግን በአንዱ ከከተሞቻህ ውስጥ እነዚያ ጌታ አምላክህ እዚያ ለመኖር የሚሰጥህ እያሉ ብትሰማ፣ ወዲሁ ሰብአዊ ዘይታህ ሕገ እምኔክሙ፣ ወአስተሐውሩ ኩሎሙ አለ ይነብሩ ምድረ ሊቶሙ እንዘ ደብሉ፣ ንሑር ወንትለአክ አማልክተ አጎርያነ አለ ኢታአምሩ። እና ጭንቀቶችን እና ጥያቄዎችን ታደርጋለህ፣ እና በጣም በጥልቀት ትፈትሻለህ፣ እናም አነሆ አውነተኛ ነው በግልጽ ቃሉ፣ ይህ አስጸያፊ ነገር በእናንተ መካከል ተፈጽሟል። ማስወገድ ትገድላለህ ሁሉንም በዚያ ምድር የሚኖሩትን በሰይፍ ግድያ፣ በእርግማን ትቀድሳላችሁ አሲን እና ሁሉንም በአሲ ያሉትን። ወኩሎ፡ዘረፋሃ፡ትግባኢ፡ውስተ፡መገዳቲሃ፡ ወታውዕይ፡ሀገረ፡በእሳት፡ወኩሎ፡ዘረፋሃ፡በኩሎ፡ሕዝብ፡ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡አምላክክ፡ወትከውን፡ዘእንበለ፡ነባራ፡ለዘለዓለም፡ ወኢትትነደቅ፡አንከ። እና ምንም ከመወገደው ነገር በአጅህ አይጣበቅም፣ ከዚህ ጌታ ከቁጣው ቁጣ ይመለስ፣ እና ምሕረትን ይሰጥህ፣ እና ይምሕርህ፣ እና ያብዛህ፣ በዚያ መንገድ ለአባቶቻህ እንደሚላ። ብትሰማ ድምፀ እግዚአብሔር አምላክህ፣ ትእዛዛቱን ለመጠበቅ፣ ዛሬ የማዘዝህን ሁሉ፣ መልካሙንና አስደሳቾችን በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት ለማድረግ።

14

ወላጆቻችሁ የእግዚአብሔር አምላካችሁ፣ በሬሳ ምክንያት በአይኖቻችሁ መካከል ተራራን አትጥሉ። ምክንያቱም አንተ ለእግዚአብሔር አምላክህ ቅዱስ ሕዝብ ነህ፣ እና እግዚአብሔር አምላክህ አንተን መረጠህ በምድር ፊት ላይ ካሉ ሁሉ አሕዛብ ለእርሱ የተለየ ንብረት ሕዝብ እንድትሆን። አንዳቸውም አስጸያፊ ነገር አይበሉ። እነዚህ እንስሳት እነዚያ ትበላላችሁ፣ ጥጃ ከከብቶቹ፣ በግ ከበጎቹ፣ እና ፍጻል ከፍጻሎቹ። ጸብሐ፣ አጋዘን፣ ፒጋርግ፣ ኦሪክስ፣ እና ግመል-ነብር። ሁሉ እንስሳ ሰኩናውን የሚከፍል፣ ሁለት ሰኩናዎችን የሚሰንጥቅ ጥፍር ያለው፣ እና በእንስሳት ውስጥ ዋሻን የሚያመጣ፣ እነዚህን ትበላላችሁ። እና እነዚህን አትብሉ፣ ከእነዚያ ምግስ ከሚያወጡ፣ እና ከእነዚያ ሰኩቹን ከሚከፍሉ፣ እና ጥፍሮቹን ከሚከፍሉ፣ ግመልን፣ እና ጫጉላን፣ እና ሻፋንን፣ ምክንያቱም ምግስ ያወጣሉ፣ እና ሰኩ

አይከፍሉም፤ አነዚህ ለእናንተ ርኩስ ናቸው። እና አሳማ፣ ምክንያቱም ሰኩናውን ስለሚከፍል እና የሰኩና መሰንጠቂያዎቻን ስለሚከፍል፣ ነገር ግን መመለስን ስለማይመልስ፣ ይህ ለእናንተ ርኩስ ነው። ከሰጋቸው አትብሉ፣ ከጌሳቸውም አትንኩ።

ወእነዚህ ትበልዑ ከኩሉ አለ በማይ፡ ኩሉ ዘሀሎ ቦቱ ክንፍ ወቅርፃፍ ትበልዑ። ወኩሉ፡ኩሎሙ፡ዘኢኮነ፡ሎሙ፡ክንፍ፡ወቅርፃም፡ ኢትብልዑ፡ርኩስ፡ለከሙ፡ውአቱ። ኩሉ ንጹሕ ዖፍ ትበልዑ። ወእነዚህን አትብሉ ከእነርሱ፡ ንስርን፣ ግራሬንን፣ ባሕርዮን ንስርን። እና ንስርን፣ እና ጭልፊትን፣ እና ለእርሱ ተመሳሳይ የሆኑትን፣ እና ድርቁ፣ እና ጉጉ፣ እና ላሮን፣ እና ሐጎስ፣ እና ጥጁ፣ እና ኢቢስ። እና ቆራቁርት፣ እና ጭልፊት፣ እና ተመሳሳዮቹ ለእርሱ፣ እና ኩኩሊት፣ እና የሌሊት ቁራ። እና ፔሊካን፣ እና ፕሎቮር፣ እና ለእሱ ተመሳሳይ የሆኑ፣ እና ወይን ጠጅ ውሃ ዶሮ፣ እና የሌሊት ወፍ። ሁሉ የወፎቹ ተሰቢ ነገሮቹ ለእናንተ ርኩስ ናቸው። ከእነርሱ አትብሉ። ንጹህ የሆነ ወፍ ሁሉ ትበላላቸዎቹ። ማንኛውንም ጌሳ አትብሉ፣ ለመጻተኛው በከተሞቻህ ውስጥ ይሰጣል እና ይበላል፣ ወይም ለውጭ ሰው ትሸጣለህ። ምክንያቱም ቅዱስ ሕዝብ ነህ ለጌታ አምላክህ። በግን በእናቱ ወተት አትቀቅልም።

ዓሥራይ ታዓሥር ኩሉ ፍሬ ዘርአክ፣ ፍሬ ገራህትክ ዓመተ በዓመቱ። ወትበልዎ በውስተ ቦታ ዘእመ ይሳርይ እግዚአብሔር አምላክክ ለይሰመይ ስሙ ህየ፣ ታመጽኩ አሥራተ አክልክ ወወይንክ ወቅብእክ፤ በኩረ አልህምቲክ ወአባግዒክ፤ ከመ ትትመሀር ትፈርሆ ለእግዚአብሔር አምላክክ ኩሎ መዋዕለ። ካለ ግን መንገዱ ከአንተ ሩቅ ቢሆን፣ እና እነርሱን ለማቅረብ መቻል ካልቻልክ፣ ምክንያቱም ቦታው ከአንተ ሩቅ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክህ ስሙን እዚያ ለመጠራት የሚመርጠው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክህ ይባርክሃል። እና ታሸጣቸው በብር፣ ብሩንም በእጅህ ትይዘዋለህ፣ እና ወደ ቦታው ትሄዳለህ፣ ወደ እግዚአብሔር አምላክህ የሚመርጠው ቦታ። ወትሁብ ብረ ዲበ ኩሉ ዘትፈቅድ ነፍስክ፣ ዲበ አብዕልት ወዲበ አባግዕ ወወይን ወዲበ ሰክር ወዲበ ሰክር ወዲበ ኩሉ ዘትፈቅድ ነፍስክ፣ ወትበልዕ ህየ ቅድመ

እግዚአብሔር አምላክከ፡ ወትፈሥሕ አንተ ወቤትከ፡፡ ወሌዋዊ፡ዘ፡  
በአህጉሪክሙ፡እስሙ፡አልቦ፡ሎቱ፡ክፍል፡ወኢ፡እክል፡ምስሌክሙ፡፡

ከሦስት ዓመታት በኋላ የምርትህን አሥራተ ሁሉ ታወጣለህ፤ በዚያ  
ዓመት በከተማዎቻህ ታኖረዋለህ፡፡ ወይመጣ ዘሌዋዊ፡ እስመ አልቦ ሎቱ  
ክፍል ወአልቦ እክል ምስሌክ፡ ወዘመጻእ ወዘድኅ ወአመ ማኅፀንት እንተ  
በውስተ አህጉሪክ፡ ወደበልዑ ወደጸግቡ፡ ከመ ደባርከክ እግዚአብሔር  
አምላክክ በኩሉ ግብርክ ዘትገብር፡፡

15

በየሰባት ዓመቱ መፍታት ትሠራለህ፡፡ ወእንከ፡ዘከመዝ፡ትእዛዘ፡  
ፈታሕ፡ትፈትሕ፡ኩሎ፡ዕዳ፡ዘባሕቲትከ፡ዘደገብኦ፡ለከ፡ቢጽከ፡ወእኅወከ፡  
ኢትኅሥሥ፡እስሙ፡ተጸውዑ፡ፈታሕ፡ለእግዚአብሔር፡አምላክከ፡፡ ያንን  
ባዕድ ትጠደቀዋለህ ምንኛ እንደሆነ ከሆነ ወይም ለአንተ ከእርሱ ዘንድ፡  
ለወንድምህ ግን የዕዳህን ምሕረት ታደርግለታለህ፡፡ ስለዚህ በአንተ  
ውስጥ ተጎድሎ አይሆንም፡ ምክንያቱም እየባረከ ደባርክሃል  
እግዚአብሔር አምላክህ በምድር፡ እግዚአብሔር አምላክህ በእጣ  
ለማወረስ የሚሰጥህ፡፡

ግን የእናንተን አምላክ የጌታን ድምፅ በመስማት ብትሰሙ፡  
እነዚህን ሁሉ ትእዛዞች ለመጠበቅ እና ለማድረግ፡ እኔ ዛሬ ለአንተ  
የማዘዝባቸውን፡ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ ባረከህ በዚያ መንገድ  
እንደተናገረልህ፡ እና ለብዙ ብሔራት ታበድራለህ፡ አንተ ግን አትበደርም፡  
እና ብዙ ብሔራትን ትገዛለህ፡ የአንተን ግን አይገዙም፡፡

ኢ ደ ደኩን በአንተ ዘይጎድል እምኅቱ አንተ በአሐቲ እምአህጉር  
አንተ በምድር ዘእግዚአብሔር አምላክ አንተ ደሁበከ አንተ፡ ኢ ታጸንዕ  
ልበ አንተ፡ ወኢ ታዕጽብ አደ አንተ እምኅ አንተ ዘይጎድል፡፡ እጁቸህን  
ለእርሱ በመክፈት ትከፍታለህ፡ እና ብድር ታበድረዋለህ ለእርሱ ምን ያህል  
እንደሚፈልግ፡ እንደሚጎድለው፡፡ ተጠንቀቅ ለራስህ፡ በልብህ ውስጥ  
የኃጢአት ድብቅ ቃል እንዳይሆን እያለ፡ ሰባተኛዋ ዓመት፡ የመፍታት

ዓመት ትቀርባለች፤ ዓይንህም ለተቸገረው ወንድምህ እንዳይከፋ፤ እና ለእርሱ እንዳትሰጥ፤ እና እርሱም በአንተ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር እንዳይጮህ፤ እና በአንተ ላይ ታላቅ ኃጢአት እንዳይሆን። እየሰጠህ ትሰጠዋለህ፤ እና ብድር ታበድረዋለህ ምን ያህል እንደሚፈልግ፤ እንደሚጎድለው፤ እና በልብህ አትዘን እየሰጠህ ለእርሱ፤ ምክንያቱም በዚህ ቃል ደባርክሃል ጌታ አምላክህ በሁሉም ሥራዎቻህ እና በሁሉም የምትጥልበት እጅህ። ተገድሎ ከምድርህ አደግድልም፤ ስለዚህ እኔ ይህን ቃል እንድታደርግ አዝዣለሁ እያልኩ፤ እጃቸህን ለወንድምህ ለድሀ እና ለተገድሎ በምድርህ ላይ ትከፍታለህ።

እንደ ግን ወንድምህ ዕብራዊ ወይም ዕብራዊት ለአንተ ከተሸጠ፤ ስድስት ዓመታት ያገለግልሃል፤ እና በሰባተኛው ዓመት ነፃ አድርገህ ከአንተ ትልከዋለህ። ግን መቼ ነፃ ስትልከው ከአንተ፤ ባዶ አትልከው። ዕቃ ታቀርብለት እሱን ከበጎቻህ፤ እና ከእህልህ፤ እና ከወይንህ፤ እንደ ባረከህ እግዚአብሔር አምላክህ፤ ትሰጠዋለህ።

ወትዘከር ሆነ ባሪያ ነበርክ በምድረ ግብጽ፤ ወቤዘወከ እግዚአብሔር አምላክክ እምህየ፤ በአንተዝንቱ ከእኔ ዝዘከ ለግብር ቃለ ዝንቱ። ግን ከሆነ ወደ አንተ ይላል፤ ከአንተ አልወጣም፤ ምክንያቱም አንተንና ቤትህን ወድዷልና፤ ከአንተ ጋር መልካም ስለሆነላት። እናም መርፌውን ትወስዳለህ፤ እና ጆሮውን ወደ በሩ ትወጋለህ፤ እና ለዘላለም ባሪያህ ይሆናል፤ እና ገረድህንም በተመሳሳይ ትሠራለህ። በፊትህ ከባድ አይሆንም እነርሱን ነፃ ስታወጣቸው ከአንተ፤ ምክንያቱም የተቀጣሪ ዓመታዊ ደመወዝ ስድስት ዓመታት አገለገለህ፤ እና ጌታ አምላክህ በምታደርገው ሁሉ ደባርክሃል።

ኩሉ በኩር ዘእመ ተወልደ በውስተ አብዕስቲክ ወበውስተ አባግዲክ፤ ዘተባዕት ታቀድስ ለእግዚአብሔር አምላክክ። ኢትግብር በውስተ በኩር ጥጃክ፤ ወኢትላጭ ዘበኩር ዘአባግዲክ። በእግዚአብሔር ፊት ዓመት በዓመት በዚያ ቦታ እግዚአብሔር አምላክህ የሚመርጠው ቦታ አንተና ቤትህ ትበላላቸው። ግን እንደሆነ በእርሱ ውስጥ ጉድለት፤

ሕንካሳ ወይም ዕውር፣ ክፉ ጉድለት፣ አትሠዋው አሱን ለጌታ ለአምላክህ።

በከተማዎቻህ ውስጥ ትበላው፤ ያልተነጻጸረውም በአንተ ውስጥ እና የተነጻጸረውም በተመሳሳይ ደበላል እንደ ጋዜላ ወይም አጋዘን። ነገር ግን ደም አትብሉ፤ በምድር ላይ እንደ ውሃ ታፈሱት።

16

ወራተ ወጣቶቹን ጠብቅ፣ እናም ፋሲካን ለጌታ አምላክህ አድርግ፣ ምክንያቱም በወራተ ወጣቶቹ ከግብጽ በሌሊት ወጣህ። እና ትሠዋ ዘፋሲካ ለእግዚአብሔር አምላክክ አባግዕ ወላህም በውስተ ቦታ ዘእመ ደሳርይ እግዚአብሔር አምላክክ ኪያሁ ለደሰመይ ስሙ ህዩ። በላዩ ላይ እርሾ አትብሉ፤ ሰባት ቀናት በላዩ ላይ ያልተፈተፈተ ዳቦ፣ የመከራ ዳቦ ትብሉ፤ ምክንያቱም በጽናት ከግብጽ ወጣቸሁ፤ እንዲህም ከግብጽ ምድር የወጣቸሁበትን ቀን በሐይወታቸሁ ቀናት ሁሉ ታስታውሱ። እርሾ በሁሉም ወሰኖቻህ ለሰባት ቀናት አይታይህም ፣ እናም በመጀመሪያው ቀን ማታ የምታስዋው ስጋ እስከ ጠዋት አይተኛም ። አይተኛል ማሥዋዕት የፋሲካን በአንዲትም ከተሞቻህ እግዚአብሔር አምላክህ የሚሰጥህ። ነገር ግን ወደ ቦታው የትኛውን ቢመርጥ እግዚአብሔር አምላክህ ስሙ እዚያ ሊጠራ፣ ፋሲካውን ትሠዋ ማታ ወደ ፀሐይ ምዕራብ፣ በጊዜው የወጣህበት ከግብጽ። እና ታበስላለህ፣ ታጠብሳለህ፣ እና በጌታ አምላክህ የሚመርጠው ቦታ ትበላለህ፤ ከዚያም በማለዳ ትመለሳለህ እና ወደ ቤትህ ትመጣለህ። ስድስት ቀናት ዘይተፈጠረ እንጂራ ትበላለህ፣ እና በሰባተኛው ቀን መዝጊያ በዓል ለእግዚአብሔር አምላክህ ነው። በዚያ ቀን ምንም ዓይነት ሥራ አትሥራ። ነገር ግን ለነፍስ የሚሠራው ብቻ።

ሰባት ሳምንታትን ለራስህ ትቆጥራለህ፤ መናርህን በምርት ላይ ማድረግህን ስትጀምር፣ ሰባት ሳምንታትን ለመቁጠር ትጀምራለህ። እና የሳምንታት በዓልን ለእግዚአብሔር አምላክህ ታደርጋለህ። እንደ እጅህ ብቃት፣ እግዚአብሔር አምላክህ ምን ያህል እንደሚሰጥህ።

እናም ትደሰታለህ በፊት እግዚአብሔር አምላክህ፤ አንተና ልጅህ፤ ሴት ልጅህ፤ ሎሌህ፤ ሎሊትህ፤ ሌዋዊው፤ መጻተኛው፤ ወላጅ አልባው፤ እና በእናንተ መካከል የምትኖረው መበለት፤ በዚያ ቦታ እግዚአብሔር አምላክህ ስሙ እዚያ እንዲጠራ የሚመርጠው።

እና ታስታውሳለህ ምክንያቱም በግብፅ ምድር አገልጋይ ሆንህ ነበር፤ እና እነዚህን ትእዛዛት ተጠብቃለህ እና ታደርጋለህ። በዓለ ድንኳናትን ለራስህ ሰባት ቀናት ታደርጋለህ፤ ከእርሻ ማረሻ ስፍራህና ከወይን ማፈሻሻ በምታሰባስብበት ጊዜ። ወትትፌሣሕ በበዓልክ፤ አንተ ወውሉድክ ወወለትክ፤ ገብርክ ወወለተ፤ ገብርክ፤ ወሌዋዊ ወመጻእ ወድኩም ወመበለት እንተ ትነብር በአህጉርክ። ሰባት ቀናት እእግዚአብሔር አምላክህ ትበዓል በቦታ ዘይሳረይ እግዚአብሔር አምላክህ ለእርሱ። አንተ ደግሞ ደባርክህ እግዚአብሔር አምላክህ በኩሉ ፍሬያትህ ወበኩሉ ግብረ እደዊህ፤ ወትሆን ደስ ብሎህ።

ሦስት ጊዜ በዓመቱ ሁሉ ወንዶቹህ በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት በእርሱ በሚመርጠው ቦታ ይታያሉ፤ በያልተፈጨው እንጂራ በዓል፤ በሳምንታት በዓል እና በድንኳናት በዓል። በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት ባዶ እጅ አትታይ። እያንዳንዱ እንደ ኃይለ እጆቹ፤ እንደ በረከተ እግዚአብሔር አምላክህ ዘሰጠህ።

ፈራጆቹንና ጸሐፊዎቹን ለራስህ በከተሞቹህ ውስጥ ታደርግ፤ እነዚያም እግዚአብሔር አምላክህ በነገዶቹ እየሰጠህ ያለው፤ እና ህዝቡን በጻድቅ ፍርድ ይፈርዱ። አይዘሩም ፍርድን፤ ወይም አይወስዱም ስጦታን፤ እነዚህ ስጦታዎቹ ያዕውሩ አይኖቹን የጥበበኞቹን፤ እና ያነሳሱ ቃላትን የጻድቃንን። በጽድቅ ዘጻድቀ ትሰድድ። ከመ ትሐየው፤ ወእንዘ ትበውኩ ትወርሱ ዘምድረ እንተ እግዚአብሔር አምላክክ ይሁብክ።

ለራስህ ግቢ አትትከል፤ ማንኛውንም ዛፍ በአምላክህ መሠዊት አጠገብ፤ ለራስህ አታድርግ። አይትቀምጥ ለራስህ ምሰሶ፤ ዘጻልክ እግዚአብሔር አምላክህ።

አይትወዋ ለእግዚአብሔር አምላክከ ጥጁ ወይም በግ ዘሀሎ ውስጥ ሕመም፣ ዘውትጥ ኩሉ ነገር እኩይ፣ እስመ ርኩስ ውትጥ ለእግዚአብሔር አምላክከ።

ግን ቢገኝ በአንዱ ከከተሞቹህ እግዚአብሔር አምላክህ የሚሰጥህ ሰው ወይም ሴት ክፉን የሚያደርግ ፊት እግዚአብሔር አምላክህ ኪዳኑን ለማለፍ እና መጥተው ሌሎች አማልክትን ያገለግሉ፣ እና ላቸው ደሰግዱ፣ ለፀሐይ፣ ወይም ለጨረቃ፣ ወይም ለሁሉ ከሰማያዊው ዓለም ከሚገኙት፣ ለአንተ ያለዘዘው፣ ወይም ግረክ ለከ፣ ወትፊትሽ በጣም፣ ወይም በአማን ኮነ ቃሉ፣ ኮነ ርኩሱ ዝ በእስራኤል። እናም ያንን ሰው ወይም ያቺን ሴት ታወጣለህ፣ በድንጋይ ትወግራቸዋለህ፣ ደሞታሉም። በሁለት ምስክሮች ላይ ወይም በሦስት ምስክሮች ላይ ደሞታል፣ የሚሞተው በአንድ ምስክር ላይ አይሞትም። እና የምስክሮች አጅ በመጀመሪያ ላይ ትሆናለች ለእርሱ እርሱን ለመግደል፣ እና የሕዝብ አጅ በመጨረሻ ላይ፣ እና ክፉን ከአንተ መካከል ታወግዳለህ።

ከሆነ ግን ከአንተ ቃል በፍርድ መካከል ደምና ደም፣ እና መካከል ፍርድና ፍርድ፣ እና መካከል ንክኪና ንክኪ፣ እና መካከል ክርክርና ክርክር፣ የፍርድ ቃላት በከተሞቻቸው ቢያቅተው፣ ተነስተህ ወደ ቦታው ዘእግዚአብሔር አምላክህ የሚመርጠው እዚያ ትወጣለህ። እና ወደ እነዚያ ካህናት ሌዋውያን ትሄዳለህ፣ እና ወደ ፈራጁ በእነዚያ ቀናት የሚሆን፣ እና ፈልገው ፍርዱን ለአንተ ያውጁልሃል። እናም እግዚአብሔር አምላክህ የሚመርጠው ቦታ ከሆነ፣ ከዚያ ቦታ የሚሳውቁህን ነገር በኩል ታደርጋለህ፣ እናም ለአንተ የሚደነገግ ሁሉ ለማድረግ ትጠብቃለህ። በሕግ እና በፍርድ እነሱ የሚሉህን ትሠራለህ፣ እነሱ ከሚያሳውቁህ ቃል ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ አትዘርም።

እናም ሰው ዘ በትዕቢት ያደርግ፣ እስከ ዘ ላይ ስመ እግዚአብሔር አምላክህ ለማገልገል የቆመውን ካህን ወይም በእነዚያ ቀናት የሚሆነውን ፈራጅ እንዳይታዘዝ፣ ያ ሰው ደሞታል፣ እናም ክፉውን

ከአስራኤል ታወጣለህ። ወኩሉ፡ሕዝብ፡ሰሚዖሙ፡ደፈርሁ፡ወኢያበስሉ፡  
እንከ።

ግን እንተ ካተወከ ውስተ ምድር እንተ አግዚአብሔር አምላክከ  
ይሁብከ ወወረሰከያ ወነበርከ ላዕሌሃ ወትቤ እስደም ላዕሌዓ መልክከ ከመ  
ሰሪረ አሕዛብ እለ ዐውዲ ዲቤዩ። ሸመህ ትሾማለህ በላይህ ገዥን፤  
ዘአግዚአብሔር አምላክ ደመርጠው፤ ከወንድሞቹህ ትሾማለህ በላይህ  
ገዥን። አትቸልም ለማቆም በላይህ ባዕድ ሰውን፤ ስለዚህ ወንድምህ  
አይደለም። ስለዚህ ለራሱ ፈረስ አይበዛላት፤ ወይም ሕዝቡን ወደ ግብጽ  
አይመልስ፤ እንዳይበዛላት ለእርሱ ፈረስ፤ ነገር ግን ጌታ ክለ፤ በዚህ መንገድ  
ደግሞ ለመመለስ አትጨምሩ። ወአይበዛ ለራሱ ሴቶቹ፤ እንዲሁም  
አይለወጥ ልቡ፤ ወብርና ወርቅ አይበዛ ለራሱ በጣም።

ወመቼም፡ ላይ፡ የእርሱ፡ ጅምር፡ ይቀመጥ፡ ወይህን፡ ዳግም፡ ሕግ፡  
ለእርሱ፡ ወደ፡ መጽሐፍ፡ ከሌዋውያን፡ ካህናት፡ ይጽፍ። እና ከእርሱ ጋር  
ይሆናል፤ እና በእርሱ ውስጥ በሕይወቱ ሁሉ ቀናት ያነባል፤ ጌታን  
አምላክህን እንዲፈራ እና እነዚህን ሁሉ ትእዛዛት እና እነዚህን ሕጎች  
እንዲጠብቅ እንዲያደርግ። ስለዚህ ልቡ ከወንድማማቾቹ እንዳይነሣ፤  
ስለዚህ ከትእዛዛቱ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ እንዳያልፍ፤ ስለዚህ  
በመንግሥቱ ላይ ቀናቱን እርሱና ወንዶቹ በአስራኤል ወንዶች መካከል  
ያረዝሙ።

18

ለካህናት ለሌዋውያን ለሙሉ ነገድ ሌዊ ከአስራኤል ጋር ድርሻም  
ሆነ ዕድል አይኖራቸውም፤ የአግዚአብሔር መባያት የእነርሱ ዕድል ነው።  
እነርሱን ይበላሉ። ዕድል ግን ላቸው በወንድሞቻቸው መካከል  
አይሆንም፤ አግዚአብሔር ራሱ ዕድሉ ነው፤ እንደተናገረለት። ወይህ፡  
ዘፍትሕ፡ዘካህናት፡አምነ፡ሕዝብ፡አምነ፡እለ፡ይሠውዑ፡መሥዋዕተ፡አመ፡  
ጥጁ፡አመ፡በግዑ፡ወትሁብ፡መዝራዕተ፡ለካህን፡ወመንጋጋተ፡ወከርሰ። እና  
የአህልህን፤ የወይህንን፤ የዘይትህን የመጀመሪያ ፍሬዎች እና የበጎችህን  
የመጀመሪያ ምላጭ ለእርሱ ትሰጣለህ። ስለዚህ እርሱን መረጠ

እግዚአብሔር ከሁሉ ነገዶቻህ ለመቆም በፊት እግዚአብሔር አምላክ፣ ለማገልገል እና ለመባረክ በስሙ፣ እርሱ እና ልጆቹ በልጆቹ እስራኤል።

ካለ ግን ዘሌዋዊ ደመጣ አምክሐቲ አህጉር አምኩሉ ደቂቀ እስራኤል፣ ብዙ ውክቱ ደነብር፣ በከመ ትፈቅድ ነፍሱ፣ ውስተ ቦታ ዘይሳርይ። በእግዚአብሔር አምላኩ ስም ያገለግላል፣ ልክ እንደ ሁሉም ወንድሞቹ ሌዋውያን እዚያ በአንተ አምላክ እግዚአብሔር ፊት የቆሙ። የተከፈለ ክፍል ደበላል፣ ከቤተሰብ ሽያጭ በስተቀር። ግን ወደ ምድር ብትገባ እግዚአብሔር አምላክህ ለአንተ የሚሰጥህ፣ እንደ እነዚያ አሕዛብ ርኩሳት ነገሮቹ ለማድረግ አትማር።

በአንተ ውስጥ ወልዱንና ጸጋሁን በአሳት የሚያነጻ፣ ትንቢትን የሚተነብድ፣ በምልክት የሚያደርግ፣ በአእምሮ የሚያደርግ፣ በአስማት የሚሰራ አይገኝ። ዘይዜምር ላዕሌሁ ዜማ፣ ዘይትናገር በከርሡ፣ ወዘይፈትሕ ተካምራተ፣ ዘይሴክል ለምውታን። ርኩሳት ነው ለጌታ አምላክህ ሁሉ እነዚህን የሚያደርግ፣ በእርግጥ በእነዚህ ርኩሳቶቹ ምክንያት ጌታ ያጠፋቸዋል ከፊትህ። ፍጹም ትሆናለህ በፊት እግዚአብሔር አምላክህ። እነዚህ አሕዛብ እነዚያ አንተ ታስወግዳቸዋለህ፣ እነርሱ ምልክቶቹንና ትንቢቶቹን ይሰማሉ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክህ ለአንተ እንዲህ አልሰጠህም።

ነቢይን ከወንድሞቻህ እንደ እኔ ያስነሣልሃል እግዚአብሔር አምላክህ፣ እርሱን ትሰማላቸው። እንደ ሁሉ በቡራብ በጉባኤው ቀን ከእግዚአብሔር አምላክህ ጋር የጠየቅኸው ሁሉ፣ እያልን፣ የእግዚአብሔር አምላክህን ድምጽ ደግመን አንሰማም፣ እና ደህን ታላቅ እሳት ደግሞ አንመለከትም፣ ወይም እንሞታለን። ወይቤ እግዚአብሔር ብሎ አነ፣ በጽድቅ ኩሉ ዘተናገሩ ብሎ ከመ። ነቢይን እነሣላቸው ከወንድሞቻቸው መካከል፣ ልክ እንደ አንተ፣ እናም ቃላቴን በአፉ እሰጣለሁ፣ እናም እኔ የማዘዝውን ሁሉ ይናገራቸዋል። እናም ያ ነቢይ በስሜ የሚናገረውን ሁሉ የማይሰማ ሰው፣ እኔ ከእርሱ አበቀላለሁ። ነገር ግን ዘነቢይ ዘእመ ያረኩስ ለመናገር በስምየ ቃለ ዘኢአዘዝኩ ለመናገር፣ ወዘእመ ደነገር በስመ አማልክተ ባዕድ፣ ደመውት ዘነቢይ ውክቱ። ግን

ካልክ በልብህ፣ እንዴት እናውቃለን ቃሉን አግዚአብሔር ያልተናገረውን? ያ ነቢይ በእግዚአብሔር ስም የሚናገረው ሁሉ ከሆነ እና አይሆንም እና አይከሰትም፣ ይህ እግዚአብሔር ያልተናገረው ቃል ነው፤ ያ ነቢይ በኃጢአት ተናገሯል፣ አትፍሩት።

19

ከሆነ ግን እግዚአብሔር አምላክህ እነዚያን ብሔራት ያጠፋ፣ አምላክ መሬቱን የሚሰጥህ፣ እና እነርሱን ትወርሷቸው፣ እና በከተሞቻቸው ተኖሩ፣ እና በቤቶቻቸው፣ ሦስት ከተማዎችን ለራስህ ትለይ በምድርህ መካከል፣ ዘእግዚአብሔር አምላክህ ለህ የሚሰጥህ። አስብ ለአንተ መንገድን፣ እና በሦስት ክፍሎች ትከፍላለህ የምድርህን ድንበሮች፣ ጌታ አምላክህ ለአንተ የሚከፋፍለውን፣ እና ለሁሉ ገዳይ መሸሸጊያ ይሆናል። ይህ ግን ይሆናል ትእዛዙ የገዳዩ፣ ማንም ቢሆን ወደዚያ ሸሸቶ ይኖራል፣ ማንም ቢሆን ኃረቤቱን ሳያውቅ መታው፣ እና እርሱም ከትናንት እና ከሦስተኛው በፊት እየጠላው አልነበረም። እናም ማንም ከኃረቤቱ ጋር ወደ ደን እንጨት ለመሰብሰብ የሚገባ፣ እና እንጨቱን በመቁረጥ ጊዜ እጁ በመጥረቢያው ስትንሸራተት፣ እና ብረቱ ከእንጨቱ ወድቆ ኃረቤቱን ሲመታ፣ እና ቢሞት፣ ይህ ሰው ወደ እነዚህ ከተሞች አንዷ ይሸሸል፣ እና ይኖራል። እንዲህ ያለው ያለ የደሙ መበቀል ገዳዩን ኋላ አይከተል፣ ምክንያቱም ልቡ ተሞቅቷል፣ እና መንገዱ ረዘም ያለ ከሆነ እሱን ይደርስ፣ እና ነፍሱን ይመታ፣ እና ለዚህ የሞት ፍርድ የለም፣ ምክንያቱም ከትናንት በፊት ወይም ከሦስተኛው በፊት እሱን እየጠላ አልነበረም። በዚህ ምክንያት እኔ ይህን ቃል እያልኩ እዘዛለሁ፣ ሦስት ከተሞችን ለራስህ ትለያለህ።

ግን እግዚአብሔር አምላክህ ድንበሮቹህን ያስፋ እንደ ለአባቶቹህ በተማለጸው መንገድ፣ እና እግዚአብሔር ለአባቶቹህ ለመስጠት እንደ አለው ሁሉንም ምድሩን ለአንተ ይሰጥ፣ ከሆነ ትሰማ ሁሉንም እነዚህን ትእዛዛት ለማድረግ፣ እነዚህም እኔ ዛሬ የማዘዝህ፣ እግዚአብሔርን አምላክህን ለመውደድ፣ በሁሉም መንገዶቹ በሁሉም ቀናት ለመሄድ፣ ለራስህ ገና ሦስት ከተሞች ወደ እነዚህ ሦስት ትጨምራለህ።

ወአደፈሰስ፡ ደመ፡ ንጹህ፡ በምድር፡ እንተ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡  
ይሁበከ፡ በርስት፡ ወአደኩን፡ በኪያከ፡ ወንጂለኛ፡ በደም፡፡

ግን ከሆነ በአንተ ሰው ጎረቤቱን የሚጠላ፣ እና እርሱን ይደብቅለት፣  
እና ላይ እርሱን ይነሳ፣ እና የእርሱን ነፍስ ይመታ፣ እና ይሞታል፣ እና ወደ  
አንድ ከእነዚህ ከተሞቹ ሸሽ። ወይልክዑ የሀገሩ የሽማግሌዎቹ ምክር  
ቤት፣ ወይወስዱት ከዚያ፣ ወይሰጡት ወደ የደም ዘመዶች እጆቹ፣  
ወይሞታል። አይንህ ላይ ይቀር አይሰጠውም፣ እና ንጹህ ደምን  
ከእስራኤል ታነጻለህ፣ እና መልካም ለአንተ ይሆናል።

አትንቀሳቀስ የጎረቤትህን ድንበሮቹ፣ ዘአባቶቹህ ያቆሙትን  
በውርስትህ ውስጥ፣ ዘወረስከውን በምድር ውስጥ፣ ዘእግዚአብሔር  
አምላክህ በዕጣ ይሰጥሃል። አንድ ምስክር በሰው ላይ በሁሉ  
ኢፍትሐዊነት፣ በሁሉ ኃጢአት፣ እና በሁሉ ኃጢአት ዘኃጠአ ለመመስከር  
አይቀመጥም፤ በሁለት ምስክሮቹ አፍ እና በሦስት ምስክሮቹ አፍ ሁሉ  
ቃል ይቆማል። ቢሆን ግን ዐመፀዊ ምስክር በሰው ላይ ቢቆም፣ የእርሱን  
ኃጢአት እየተናገረ፣ እና ይቆማሉ እነዚያ ሁለት ሰዎች ለእነርሱ ክርክር  
ያለባቸው በእግዚአብሔር ፊት፣ እና በካህናት ፊት፣ እና በዳኞቹ ፊት፣  
እነዚያ በእነዚያ ቀናት የሚሆኑ። ወይፈትሹ፣ እሙንቱ፣ ፈራዱ፣ በትክክል፣  
ወናሁ፣ ሰማዕ፣ ዐመፀዊ፣ ዐመፀ፣ ሰምዐ፣ ወተቃወሙ፣ በእንተ፣ አኑሁ። እናም  
ለእርሱ እንዲዛ መንገድ በክፉ ተጠቀሰ ለማድረግ በወንድሙ ላይ  
ታደርጉለት፣ እናም ክፉውን ከእናንተ መካከል ታወግዱ። ወእለ፣ ተርፏ፣  
ሰሚዖሙ፣ ይፈርሁ፣ ወኢ፣ ይወስኩ፣ እንከ፣ ለገቢር፣ በከመ፣ ቃል፣ እኩይ፣ ዝ፣  
በውስቴትከሙ። የአንተ አይን በእሱ ላይ አይደግፍም፣ ነፍስ ምትክ ነፍስ፣  
አይን ምትክ አይን፣ ጥርስ ምትክ ጥርስ፣ እጅ ምትክ እጅ፣ እግር ምትክ  
እግር።

ከሆነ ግን ወደ ጦርነት ላይ ጠላቶቹህ ብትወጣ፣ እና ፈረስ እና  
ፈረሰኛ እና ከአንተ የበዙ ሕዝብ ብታይ፣ ከእነርሱ አትፍራ፣ ምክንያቱም  
ጌታ አምላክህ ከአንተ ጋር ነው፣ ከግብጽ ምድር ያወጣህ። እና ይሆናል

መቼ ወደ ጦርነት ስትቀርብ፣ ካሁኑ ቀርቦ ለሕዝቡ ይናገራል። ወይላቸው ወደ አነርሱ፣ ስማ አስራኤል፣ እናንተ ዛሬ ወደ ውጊያ ላይ ጠላቶቻችሁ ትሄዳላችሁ፣ ልባችሁ አይዳከም፣ አትፍሩ፣ አትሰባባሩም፣ ከፊታቸው አትዘሩም። እስመ እግዚአብሔር አምላክክሙ ዘይሔውጽ ቅድሜክሙ ምስሌክሙ ይትቃተል ላዕሌክሙ ጸላክትክሙ ከመ ያድሳንክሙ።

ወይናገሩ ጸሐፍት ኅብ ሕዝብ እንደ ደብሉ፡ መኑ ብእሲ ዘሐነጸ ቤተ ሐዲሲ ወኢአቅዲሳ፤ ደሑር ወይግባእ ውስተ ቤቱ፡ ከመ ኢደሙት በውስተ ቀትል፡ ወብእሲ ካልእ ያቅድሳ። እና ማን ነው ያ ሰው የተከለ ወይና ካልተደሰተም ከእርሱ? ይሂድና ወደ ቤቱ ይመለስ። በጦርነት ላይ እንዳይሞት፣ እና ሌላ ሰው ከእርሱ ይደሰት። እና ማን ነው ያ ሰው የተሰጠው ሴትን እና አላገባት? ይሂድና ወደ ቤቱ ይመለስ። በጦርነት ላይ እንዳይሞት፣ እና ሌላ ሰው ያገባት። ወይወስኩ፡እሙንቱ፡ጸሐፍት፡ ለይንግሩ፡ኅብ፡ሕዝብ፡ወይብሉ፡መኑ፡ብእሲ፡ዘይፈርህ፡ወፈራሄ፡በልቡ። ደሑር፡ወይግባእ፡ውስተ፡ቤቱ፡ከመ፡ኢያፍርህ፡ልብ፡አኑሁ፡ከመ፡ዘሊቱ። ወይሆን፡መቼ፡ደብተራት፡ወደ፡ሕዝብ፡መናገራቸውን፡ሲያቆሙ፡ የሠራዊት፡አለቆችን፡ሕዝቡን፡የሚመሩ፡ያቆማሉ።

ግን ቢሆን ወደ ከተማ ትቀርብ እነርሱን ለማውጋት፣ እነርሱን በሰላም ጥራቸው። ካለ በሰላማዊ ነገሮች ለአንተ ይመልሱ፣ እና ለአንተ ይከፍቱ፣ ሁሉ ዘሕዝብ እነዚያ በእሷ ተገኝተው ለአንተ ግብር ከፋዮች እና ተገዢዎቻህ ይሆኑ። ግን አይታዘዙህ እና ከአንተ ጋር ጦርነት ያደርጉ፣ እሷን ትከበባለህ። እስከ ጌታ አምላክህ እሷን ወደ አጅቻህ እስኪያስረከብህ ድረስ፣ እና የእሷን ወንድ ሁሉ በሰይፍ ግድያ ትመታለህ፣ ከሴቶች እና ከሸክም በስተቀር፣ ሁሉንም ከብት፣ በከተማደቱ ውስጥ የሚገኘውን ሁሉ፣ ሁሉንም መሳሪያ ለራስህ ታዘምታለህ፣ እግዚአብሔር አምላክህ የሚሰጥህን የጠላቶቻህን ምርኮ ሁሉ ትበላለህ። እንደዚህ ታደርግ ለኩሉ አህጉር እለርሑቃን እለሀለዋ እምኔከ በጣም ፡ ዘአኮ እም አህጉር ዘአሉ አሕዛብ ። ዘ እግዚአብሔር አምላክከ ይሁበከ ለወራሴ ምድርምሁ። ኢ ታሕዩ ኩሎ ዘይትነፈስ። ነገር ግን በርግማን ትርግሙ እነርሱን፣ ሔታውያንን፣ አሞራውያንን፣ ከናውያንን፣ ፌሬዛውያንን፣ ሔዋውያንን፣ ደቡሳውያንን፣ እና ጌርጌሳውያንን፣ አንደ

አዘዘልህ እግዚአብሔር አምላክህ። ስለዚህ እነርሱ አንዳንድ ስምዖን ተባብሮቸው ለማድረግ ሁሉንም የእነርሱን አስጸያፊ ነገሮች፣ ብዙዎቹን ለአማልክታቸው ያደረጋቸውን፣ እናንተም በእግዚአብሔር አምላካቸው ፊት ትበኛላላቸው።

ግን አንዲት ከተማን ለመያዝ ብዙ ቀናት ከበብክ ስትዋጋት፣ የአሲን ዛፎች በብረት በመምታት አታጠፋቸው። ግን ከእሱ ትበላለህ፣ እሱን ግን አትቆርጠው፣ በሜዳው ያለው ዛፍ ከፊትህ ወደ አጥሩ ለመግባት ሰው ነው እንዴት። ግን እንጨት የምታውቀው ፍሬ የማይበላ መሆኑን፣ ይህን ታጠፋለህ እና ታቆርጣለህ፣ እና መከላከያ ግንብ ታሰራለህ በከተማው ላይ የምታደርግ ወደ አንተ ጦርነት፣ እስከ ትሰጥ ድረስ።

21

ግን ቢሆን የተቆሰለ በምድር የጌታ አምላክህ ለአንተ ለመውረስ የሚሰጥህ በሜዳ ወድቆ ተገኘ፣ እና የመታውን አያውቁም የአንተ የሽማግሌዎች ምክር ቤት እና የአንተ ዳኞች ይወጣሉ፣ እና ከተገደለው ሰው ዙሪያ ወደ ከተሞች ይላካሉ። ወይም፣ ይኸው፣ ከተማ፣ ይኸው፣ የምትቀርብ፣ ለቀስለኛው፣ ወይወስዱ፣ ሽማግሌዎች፣ የያንቺ፣ ከተማ፣ ጥጃን፣ ከበሬዎች፣ እሱ፣ የማይሠራ፣ ወእሱ፣ የማይጎትት፣ ቀንበር። እናም የዚያ ከተማ የሽማግሌዎች ምክር ቤት ጊደርን ወደ ጠንካራ ሸለቆ ያወርዳሉ፣ እሱም ያልተሰራ ወይም ያልተዘራ፣ እናም የጊደርን አንገት በሸለቆው ያሰብራሉ። ወይመጽኑ፣ ካህናት፣ ሌዋውያን፣ አስመ፣ ኪያሆሙ፣ ጎረጎሮች፣ እግዚአብሔር፣ አምላክ፣ ከመ፣ ይቀውሙ፣ ቅድሜሁ፣ ወይባርኩ፣ በስሙ፣ ወበአፈሆሙ፣ ይከውን፣ ኩሉ፣ ክርክር፣ ወኩሉ፣ ምልዋጥ። ወኩሉ፣ ምክረ፣ ሊቃናት፣ ዘይኦት፣ ሀገር፣ እለ፣ ይቀርቡ፣ ጎበ፣ ቁሱል፣ ይትጎቡ፣ እደዊሆሙ፣ ላዕለ፣ ርከሳ፣ ለይኦት፣ ላህም፣ አንተ፣ ተቀጥቀጡት፣ ክሳዳ፣ በውስተ፣ ወዲ። እና መልስ ሰጥተው ይላሉ፣ እጅቻችን ይህን ደም አልፈሰሱም፣ እና ዓይኖቻችን አላዩም። ምሕረተኛ ሁን ለሕዝብህ እስራኤል፣ እነዚያ አቤትካቸው እግዚአብሔር፣ አንዲሁ ንጹህ ደም በሕዝብህ እስራኤል ውስጥ አንዳይሆን፣ እና ደሙ ላቸው ይሰረዳል። አንተ

ግን ንጹሁን ደም ከአናንተ ታስወግዳለህ፤ መልካሙንና አስደሳቾን በአግዚአብሔር አምላክህ ፊት ብታደርግ።

ግን ከሆነ ወጥተህ ወደ ጦርነት ላይ ጠላቶቻህ፤ እና ጌታ አምላክህ ያስረከብ ለአንተ ወደ አጃቸህ፤ እና ታዘምት ዘመቻቸውን። ወታደ በምርኮ ሴተ ጥሩተ በቅርጽ ወትመኝ አሲ ወትወስኗ አሲ ለራስህ ሴተ። ወታስገባ አሲን ውስጥ ወደ ቤትህ፤ ወታላጭ ራስዋን፤ ወታቆርጽ ጥፍሯን። እናም የምርኮኝነት አልባሳቶቿን ታወግዳለህ፤ እና በቤትህ ትቀመጣለቸ፤ እና አባቷንና አናቷን ለአንድ ወር ቀናት ታለቀሳለቸ፤ እና ከዚህ በኋላ ወደ እርሷ ትገባለህ እና ከእርሷ ጋር ትኖራለህ፤ እና የአንተ ሚስት ትሆናለች።

ወይሆናል እንተ አልተፈልጋት፤ ነፃ ትልካት፤ ለሽያጭ በብር አይሸጥም፤ አትንቀዋት፤ ስለ አዋረድካት።

ብሆኑ ግን ለሰው ሁለት ሴቶቹ፤ አንዲት ከእነርሱ የተወደደች እና አንዲት ከእነርሱ የተጠላች፤ እና ደውለዱለት የተወደደች እና የተጠላች፤ እና ደሆን ልጅ በኩር የተጠላች። እና ደሆናል በዚያ ቀን ለወንዶቹ ንብረቱን እንደ ውርስ ሲከፋፍል፤ የተጠላቸውን ሴት ወንድ በኩሩን ሳይገነዘብ፤ የተወደደችውን ሴት ወንድ በኩር ማድረግ አይችልም። ነገር ግን የተጠላቸውን የመጀመሪያ ልጅ ይገነዘባል፤ ከሚገኝለት ሁሉ ድርብ ለመስጠት፤ ምክንያቱም ደህ የልጆቹ መጀመሪያ ነው፤ እና የመጀመሪያ ልጅነት መብቶቹ ለዚህ ይገባል። እንደ ግን አንድ ሰው ወይም ፣ ልጅ ተገዢ ያልሆነ እና አመጸኛ የአባቱን ድምጽ እና የእናቱን ድምጽ የማይታዘዝ ፣ እና ያስተምሩት እና የእነርሱን አይሰማ ፣ ወይይዙ፡ ሎቱ፡ አቡሁ፡ ወእሙ፡ ወያውጽኡ፡ ሎቱ፡ ላዕለ፡ ምክረ፡ ሸማግሌ፡ ሀገሩ፡ ወላዕለ፡ አንቀጸ፡ መካኑ። ወይላቸው ለሰዎች ከተማቸው፤ ደህ ልጃችን አይታዘዝም እና ያስቆጣል፤ ድምፃችንን አይሰማም፤ ሳንቲም ቆራጭ ነው እና ወደን ሰካራም ነው። እና የከተማው ሰዎች በድንጋይ ይወግሩታል፤ እና ይሞታል፤ እና ከፋውን ከአናንተ መካከል ታወግዳላቸሁ፤ እና ቀሪዎቹ ሰምተው ይፈራሉ።

ግን ቢሆን በአንድ ሰው ላይ የሞት ፍርድ የሚያስገኝ ኃጢአት ይገኛል ደሞትና እሱን በዛፍ ላይ ትሰቅሉት ሥጋው በዕፅ ላይ አይተኛም፤ ነገር ግን በቀብር ትቀብሩት በዚያ ቀን፣ ስለ ርገም ነው በእግዚአብሔር ሁሉ በዕፅ ላይ ተንጠልጥሎ፣ እና መሬቱን አታረክሱ፣ ዘእግዚአብሔር አምላክህ ደሰጥህ በርስት።

22

ጥጃውን የወንድምህን ወይም በጉን የእርሱን በመንገድ ላይ እየተቀበዘበዙ ባየህ፣ እነርሱን አታስተናግዳቸው፣ ወደ ወንድምህ በመመለስ ትመልሳቸዋለህ፣ እና እእርሱ ትመልሳለህ። ግን ወንድምህ ወደ አንተ ካልቀረበ ወይም አታውቀውም ከሆነ፣ እርሱን ወደ ቤትህ ውስጥ ትሰበስቡዋለህ፣ እና ወንድምህ እስኪፈልጋቸው ድረስ ከአንተ ጋር ይሆናል፣ እና እእርሱ ትመልሳለህ። በዚህ መንገድ ታደርግ ለአህያው፣ እና በዚህ መንገድ ታደርግ ለልብሱ፣ እና በዚህ መንገድ ታደርግ ለሁሉም የጠፋ ንብረት የወንድምህ፣ ምንም እንኳን ከእርሱ የጠፋ እና ያገኘኸው፣ ቸላ ለማለት አትቸልም። የወንድምህን አህያ ወይም ጥጃው በመንገድ ሲወድቁ ስታይ አትተወውም፤ በእርግጥ ከእሱ ጋር አስነሳ ታስነሳቸዋለህ።

የሰው መርከቦች በሴት ላይ አይሆኑም፣ ወይም ሰው የሴት ልብስ አይልበስ፣ ምክንያቱም እነዚህን የሚያደርግ ሁሉ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አስጸያፊ ነው። እንደ ግን የወፎቸ ኃጃ በፊትህ በመንገድ ላይ ወይም በማንኛውም ዛፍ ላይ ወይም በምድር ላይ ጫጫቶቸን ወይም እንቁላሎቸን ታገኛ፣ እናትም በጫጫቶቹ ላይ ወይም በእንቁላሎቹ ላይ ስትሞቅ፣ እናትን ከልጃቹ ጋር አትውሰድ። እናትን በመላክ ትልካታለህ፣ ልጃቹን ግን ለራስህ ትወስዳለህ፣ እንዲህ ሆኖ መልካም ለአንተ ይሆናል እና ረጅም ዕድሜ ታገኛለህ።

ዘእመ ትሌቤ ቤተ ሐዲሰ፣ ትገብር አክሊለ ለጸላ ዚአክክ፣ ወኢትገብር ቀትለ በቤትከ፣ ዘእመ ደወድቅ ዘወደቀ እምኔሁ። አይ ትዘራ የወደን ማሳህን በልዩ ዘር፣ እንዳደቀደስ ፍሬው እና ዘሩ ዘር ትዘራው ከፍሬው

የወይን ማሳህ። በጥጁና በአህያ አንድ ላይ አታርስ። አይተልበስ ሐሰተኛ ፣ ሱፍ እና ተልባ በአንድነት ። ጠመዝማዥ ትሠራለህ ለራስህ ላይ የአራቱ ጥግ የልብስህ፣ ዘትለብስ በእነርሱ።

ካለ ግን አንድ ሰው ሴትን ወስዶ ከእርሷ ጋር ከኖረ፣ እና ከዚያ ቢጠላት እናም በእሷ ላይ ሰበብ ቃላትን ያደርግ፣ እናም የእሷን ስም ክፉ ያወርድ፣ እናም እንዲህ ይላል፣ ይህቺን ሴት ወስኜ፣ እናም ወደ እሷ ቀርቤ የእሷን ድንግልና አላገኘሁም፣ ወአሳዘ አቡሃ ዘወለት ወእማ ያወፀሉ ድንግልናሃ ዘወለት ኅብ ምኲራብ ውስተ ኖሳት። ወይብል፣አቡሃ፣ ለወለት፣ለሽማግሌ፣ለወለት፣የፋቲ፣ሀበኩ፣ለዘሰብእ፣ብእሲተ፣ወጸልክ፣ላቲ። አሁን ይህ በእርሰዎ ላይ ሰበብ ቃላትን ያደርጋል እያለ፣ የሴት ልጅህን ድንግልና አልገኘሁም እና እነዚህ የሴት ልጅ ድንግልና ናቸው። እና ልብሱን በከተማዎ የሽማግሌዎች ምክር ቤት ፊት ይዘረጋሉ። እና የዚያ ከተማ የሽማግሌዎች ምክር ቤት ያንን ሰው ይወስዳል፣ እና እርሱን ይመክራሉ። እና በመቶ ሽቀል ይቀጡታል፣ እና ለወጣቷ አባት ይሰጣሉ፣ ምክንያቱም በእስራኤላዊት ድንግል ላይ ክፉ ስም አወጣ፣ እና የእሱ ሚስት ትሆናለች፣ በሁሉ ጊዜ ሊያሰናብታት አይችልም።

ግን ይህ ቃል በእውነት ከሆነ እና ለወጣቲቱ ሴት ድንግልና ካልተገኘ እና ወጣቱን ሴት ወደ የአባቷ ቤት በሮቹ ያወጧታል፣ እና በድንጋይ ይወግሯታል፣ እና ትሞታለች፣ ምክንያቱም በእስራኤል ልጆች መካከል ሞኝነትን አደረገች የአባቷን ቤት በመዝመት፣ እና ክፉውን ከእናንተ መካከል ታወግዳለችሁ።

ግን ሰው ለ ሰው የተጋባቸ ሴት ጋር እየተኛ ከ ተገኘ ፣ ሁለቱንም ትገድላላቸሁ ፣ ከ ሴቱ ጋር እየተኛ ያለውን ሰውና ሴቱን ፣ እናም ክፉን ከ እስራኤል ታወጣለህ ። ግን ከሆነ ድንግል ልጅ ለሰው የተመረጠች፣ እና ሰው አግኝቶ እሷን በከተማ ከእሷ ጋር ቢተኛ፣ ሁለቱንም ወደ ከተማቸው በር ትወጧቸዋላቸሁ፣ በድንጋይ ይወግራሉ፣ እና ይሞታሉ፣ ወጣቲቱን ሴት፣ ምክንያቱም በከተማ ውስጥ አልጮኹቸዋል፣ እና ሰውየውን፣ ምክንያቱም የጎረቤቱን ሴት አዋረዳት፣ እና ክፉውን ከእናንተ መካከል ታወግዱታላቸሁ። ግን ሰው በሜዳ የተመረጠችን ልጅ ካገኘ እና

አስገድዶ ከአሷ ጋር ከተኛ፣ ከአሷ ጋር የሚተኛውን ብቻ ትገድላለችሁ።  
ወለ ወጣት ሴት የሞት ኃጢአት የለም፣ እንደ ሰው በጎረቤቱ ላይ ቢነሳ ወ  
ነፍሱን ቢገድል፣ እንደዚህ ይህ ነገር ነው። ምክንያቱም በመስክ አገኛት፣  
ታጨቆ ወጣት ሴት ጮኸች፣ እና የሚረዳት አልነበረም።

ብሆን ግን አንድ ያገኛል፤ ድንግልቱን፣ እንተ አልተለምነችም፣  
እና አስገድዶ ከእርስዋ ጋር ይተኛ፣ እና ተገኛ፣ ከእርሷ ጋር የተኛው ሰው  
ለወጣቷ ሴት አባት ሃምሳ ዲድራ-ክማ ብር ይሰጣል፣ እና እርሷ የእርሱ  
ሚስት ትሆናለች፣ እርሷን ስላዋረዳት፣ በሁሉም ጊዜ እርሷን ለመላክ  
አይችልም።

23

ሰው የአባቱን ሚስት አይወስድም፣ እና የአባቱን መሸፈኛ  
አይገልጽም።

የተቀጨ ወይም የተቆረጠ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይገባም።  
ዘእምዱተ ዘማ ኢይገባእ ውስተ ማኅበረ እግዚአብሔር።

አሞናዊና ሞአባዊ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይገባም፣ እና እስከ  
አስረኛ ትውልድ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይገባም፣ እና እስከ  
ዘላለም ድረስ። በምክንያት አልገናኙታችሁም እነርሱ እናንተን በዳቦና  
በውሃ በመንገድ ላይ፣ ከግብጽ በወጣችሁበት ጊዜ፣ እናም ምክንያቱም  
ቀጠሩ ላይህ ባላዓምን የበጋር ልጅን ከሚሰጹጣምያ ሊረግምህ። ወአከ።  
ፈቀደ። እግዚአብሔር፣ አምላክክ፣ ይስማዕ፣ ለባላም፣ ወመለሰ።  
እግዚአብሔር፣ አምላክክ፣ መርገምተ፣ ወደ፣ በረከት፣ እስመ፣ አፍቀረክ።  
እግዚአብሔር፣ አምላክክ። አይ ትናገር ሰላማዊ ነገሮችን ላቸው እና  
ጠቃሚ ነገሮችን ላቸው በሁሉም ቀናትህ ለዘላለም። አይትጸዩፍ  
ኢዱማዊን፣ ስለ እኅህ ያንተ ነው። አይትጸዩፍ ግብጻዊን፣ ስለ መጻሕፍት  
ሆንክ በምድሩ። ወልዶቹ ለእነርሱ ከተወለዱ፣ በሦስተኛው ትውልድ  
ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይገባሉ።

ግን ከሆነ ትወጣ በጠላቶቻህ ላይ ለማሳረፍ፣ ከእያንዳንዱ ክፉ ቃል ተጠብቅ። ብሆን ወይም በአንተ ሰው ዘኢይኩን ንጹህ እምፍሰት ርሱ ሌሊት፣ ወይወጽኦ ወጪ ትዕይንት፣ ወኢይባእ ውስተ ትዕይንት። እና ወደ ምሽት ሰውነቱን በውሃ ደታጠባል፣ እና ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ወደ ካምፑ ይገባል። ወቦታ፣ ይሆንልህ፣ ውጭ፣ ዘሰፈር፣ ወትወጣ፣ ወደዚያ፣ ውጭ። ወመስመር ይሆንልህ በቀበቶህ ላይ፣ ወይሆን በምትቀመጥበት ጊዜ ውጭ፣ ወትቆፍርበት፣ ወአምጥተህ ራቁትነትህን ትሸፍናለህ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክህ በሰፈርህ ውስጥ ይመለሳል አንተን ለማድገን እና ጠላትህን ከፊትህ ለማስረከብ፣ እናም ሰፈርህ ቀድሶት ትሆናለች፣ እናም በአንተ ዘንድ የነገር ዕርቃንነት አይታይም፣ እናም ከአንተ ይመለሳል።

ልጅን ለጌታው አታስረክብ፣ እሱም ከጌታው ወደ አንተ የተያያዘ። ከአንተ ጋር ይኖራል፤ በእናንተ ውስጥ ይኖራል በሚስማማው ቦታ፣ አትጨቁነው። ዝሙተኛ ከእስራኤል ሴቶች አትሆንም፣ እና የሚዘንና ከእስራኤል ወንዶች አይሆንም፣ አስጀማሪ ከእስራኤል ሴቶች አትሆንም፣ እና የሚጀመር ከእስራኤል ወንዶች አይሆንም። አይ ታመጣ ክፍያ ዘሙት፣ ወአይኑ ምትካዝ ዘከልብ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር አምላክከ ለኩሉ ሙብጽዓ፣ እስመ ርኩስ ለእግዚአብሔር አምላክከ ውክቱ ወክልኤሆሙ።

አይ ትበድር በወለድ ለእኅከ ወለደ ብር፣ ወወለደ ሙብልዕ፣ ወወለደ ኩሉ ነገር ዘታበድር። ለውጭ ሰው በወለድ ታበድራለህ፣ ለወንድምህ ግን በወለድ አታበድር፣ እንዲያውም እግዚአብሔር አምላክህ በሁሉ ስራዎቻህ ላይ ይባርክህ በምድሪቱ ላይ፣ እዚያ ለማወረስ የምትገባት።

ግን እንደ ለጌታ አምላክህ ቃል ኪዳን ካደረግህ፣ ለመመለስ አትዘገይ፣ ምክንያቱም ጌታ አምላክህ ከአንተ እየፈለገ ይፈልጋል፣ እና በአንተ ኃጢአት ይሆናል። ግን ለመጸለይ ካልፈለግህ፣ በአንተ ኃጢአት የለም። ዘይወጽኦ በከፍፍርትክ ትዕቀብ፣ ወትገብር በከመ ሙሐልክ ለእግዚአብሔር አምላክ ስጦታ፣ ዘተናገርክ በአፍክ።

ግን ወደ ያጎረቤትህ ማጫኔ ብትገባ፣ እና በእጆቻህ ስንብሎቻን ብትሰበሰብ፣ መኖርን ግን በጎረቤትህ ማጫኔ ላይ አትጥል። ግን እንተ አተወ ውስተ ወይን ዘጎረቤት ናትከ፡ ብላዕ ወይኒ ክሳዕ ነፍስ ናትከ ይመልክ፡ ውስተ ማዕጸን ግን ኢትወድይ።

24

ከሆነ አንድ ሰው ሴትን ወስዶ ከእርስዋ ጋር ቢኖር፣ እና በእርሱ ፊት ሲሳ ካላገኘች፣ ምክንያቱም በእርስዋ አሳፋሪ ነገር አገኘች፣ የፍቺ መጽሐፍ ጽፎ በእጆቿ ሰጥቶ ከቤቱ ይልካታል። እና ሄዳ ለሌላ ሰው ትሆን። እናም የመጨረሻው ሰው ይጠላታል፣ እናም የፍቺ መጽሐፍ ይጽፍላታል፣ እናም በእጆቿ ይሰጣታል፣ እናም ከቤቱ ይልካታል፣ እናም የመጨረሻው ሰው፣ እሷን ለራሱ ሚስት የወሰደ፣ ይሞታል። ሰው ቀዳሚው የላከ እሷን ተመልሶ ለመውሰድ እሷን ለራሱ ሚስት አይቸልም በኋላ መርከሷ እሷን፣ ስለ ርኩሶት ነው ፊት እግዚአብሔር አምላክህ፣ እና አትረክሱ ምድረን ዘ እግዚአብሔር አምላክህ ይሰጥህ በርስት።

ግን ማንም አንድ ሰው በቅርቡ ሚስት ቢወስድ፣ ወደ ጦርነት አይወጣም፣ እና በእርሱ ላይ ምንም ነገር አይጣልም፣ በቤቱ ንጹህ ይሆናል፣ አንድ አመት የወሰዳትን ሚስቱን ያስደስታል።

የወርቅ፡ድንጋይን፡አትያዝ፡ወይም፡የላይኛውን፡የወርቅ፡ድንጋይ፡ አትያዝ፡ምክንያቱም፡ይህ፡ነፍስን፡ያዘል። ግን ከሆነ ሰው ይያዝ እየሰረቀ ነፍስ ከወንድሞቹ ከልጆቹ እስራኤል፣ እና ያሸማቀቀው አሱን ይሸጥ፣ ይሞታል ሌባው ያ፣ እና ታወጣ ክፉውን ከእናንተ እነርሱ። ለራስህ ተጠንቀቅ በለምጽ ንክኪ፤ በጣም ተጠብቅ አንደ ሁሉ ሕግ ለማድረግ፣ ዘካህናቱ ሌዋውያን ለእናንተ የሚያሳውቁት፣ አንደ መንገድ ዘለእናንተ ያዘዝኋችሁ፣ ተጠብቁ ለማድረግ። አስታውስ ጌታ አምላክህ ለማርያም በመንገድ ምን ያህል እንዳደረገ፣ እናንተ ከግብፅ በወጣችሁበት ጊዜ።

እንተ ዕዳ ወይም በጎረቤትህ ዕዳ ማንኛውም ቢኖር፣ ወደ ቤቱ አትግባ መያዣውን ለመውሰድ። ውጭ ትቆማለህ፣ እና ሰው የዱ ብድር

ያንተ ነው በእሱ፣ ያወጣልሃል ዋስተናውን ውጭ። ግን ሰው ድሃ ከሆነ፣ በማስያዣው አትተኛ። በመመለስ ትመልስለት የእርሱን መያዣ ወደ ምዕራብ ጸሐይ፣ እና በእርሱ ልብስ ይተኛል፣ እና ይባርክሃል፣ እና ለአንተ ምጽዋት ይሆናል በጌታ በአምላክህ ፊት። አይ ተበድል ደመወዝ ድኻ እና ተጠቃሚ እምን አጎዊክ ወይም እምን መጻክት እለ ውስተ አህጉራቲክ። በዚያው ቀን የደመወዙን ትመልስለታለህ፤ ጸሐይ በእርሱ ላይ አትጠልቅ፤ ምክንያቱም ድሀ ነው፣ እና ተስፋውን በእርሱ ላይ አድርጎ ይይዛል፣ እና በአንተ ላይ ወደ ጌታ ይጮኻል፣ እና በአንተ ላይ ኃጢአት ይሆናል። አባቶቹ በልጆቻቸው ምክንያት አይሞቱም፣ እና ልጆቻቸውም በአባቶቻቸው ምክንያት አይሞቱም፤ እያንዳንዱ ሰው በራሱ ኃጢአት ይሞታል። የመጻተኛን፣ የድሀን እና የመበለትን ፍርድ አትርቅ የመበለት ልብስ እንደ መያዣ አትይዝ፤ እና አገልጋይ በግብጽ ምድር እንደነበርክ ትዘከር፤ እና እግዚአብሔር አምላክህ ከዚያ ቤዛህ፣ በዚህ ምክንያት እኔ ይህን ቃል እንድታደርግ እኤዝዛለሁ ።

ከሆነ ግን በሜዳህ ምርት ስታጭድ፣ እና በሜዳህ እሾህን ስትረሳ፣ ለመውሰድ አትመለስ፣ ለመጻተኛ እና ለድሀ እና ለመበለት ይሆናል፣ እንዲሁ እግዚአብሔር አምላክህ በሁሉ የአጃቸህ ሥራዎቹ ይባርክህ። ከሆነ ግን የወይራ ፍሬ ብትሰበስብ፣ ከኋላህ ያለውን ለመሰብሰብ አትመለስም፤ ለመጻተኛ እና ለወላጅ አልባ እና ለመበለት ይሆናል። ታስታውሳለህ ምክንያቱም በግብፅ ምድር ባሪያ ነበርህ፤ በዚህ ምክንያት እኔ ይህን ቃል እንድታደርግ እያዘዝኩህ ነው። ወይንህን ከሰበስክ፣ ከኋላህ የቀረውን እንደገና አትሰብስብ፤ ለመጻተኛው፣ ለወላጅ አልባው እና ለመበለቱ ይሆናል። እና ታስታውሳለህ ምክንያቱም በግብፅ ምድር አገልጋይ ነበርክ፣ በዚህ ምክንያት እኔ ይህን ቃል እንድታደርግ እያዘዝኩህ ነው።

ካለ ግን በሰዎቹ መካከል ክርክር ቢሆን፣ እና ወደ ፍርድ ቢቀርቡ፣ እና ቢፈርዱ፣ እና ጻድቁን ቢያጸድቁ፣ እና ረሲዑን ቢያውገዙ፣ ወይሆን፣ እንደ ብቁ ወይም ለምቶቹ ዘረሲዓን፣ ታወርድ እሱን ቅድመ ፈራጆቹ፣

ወይገርፉ እሱን ቅድመ አሙንቱ በከመ ረሲዓነቱ። ወበቁጽር አርባዕቱ ይቀጥፍዎ አይወስኩ፤ ለእመ ደግሞ ወሰክከ ለቀጥፎ ለዘይልሀቅ እሱ ቅጥፈተ ብዙህነ፤ ደግፍር አተከ ቅድሜከ። እየመታ ያለን በሬ አይተሸፍንም።

ካ ግን ወንድሞቹ አብረው ቢኖሩ፤ እና አንዱ ከእነርሱ ቢሞት፤ ዘር ግን ለእርሱ ባይኖረው፤ የሙቱ ሴት ውጭ ለማይቀርብ ሰው አትሆን፤ የእርሷ የሰው ወንድም ወደ እርሷ ይገባል፤ እና እርሷን ለራሱ ሚስት ይወስዳል፤ እና ከእርሷ ጋር ይኖራል። እናም የምትወልደው ልጅ በሚቹ ስም ይቋቋማል፤ እናም ስሙ ከእስራኤል አይደምሰስም።

ግን ካልፈለገ ሰው ሊወስድ ሚስት የወንድም ልጅ፤ እና ትወጣለች ሴት ላይ በር ላይ ምክር ሽማግሌዎች፤ እና ትላለች፤ አይፈልግም ወንድም የባል የኔ ሊያስነሳ ስም የወንድም ልጅ በእስራኤል፤ አልፈለገም ወንድም የባል የኔ። ወይጠርደዎ ምክረ ሽማግሌ ዘሀገሩ ወይብልዩ ሎቱ፤ ወቆመ ይብል፤ አኮ እፈቅድ ንሣኣ። እናም የወንድሙ ሚስት በሽማግሌዎች ፊት ስትቀርብ፤ ከእግሩ አንዱን ጫማው ትፈታለች፤ እና በሬቱ ትተፋለች፤ እናም መልሳ እንዲህ ትላለች፤ በእስራኤል ውስጥ የወንድሙን ቤት ላይሰራ ሰው እንደዚህ ይደረጋል። እና ስሙ በእስራኤል ውስጥ ይጠራል፤ ጫማውን የፈታው ቤት።

ግን ሰዎች አንድ ላይ ይዋጉ፤ ሰው ከወንድሙ ጋር፤ እና የአንዱ ሴት ባሏን ከመምታቱ አጅ ለማስወጣት ትቀርብ፤ እና አጁን ዘርግታ የግል ብልቱን ትይዝ። ትቆርጽ እጁን፤ አይንህ አይርፍ በእርሷ።

በከረጢትህ ውስጥ ክብደት እና ክብደት፤ ትልቅ ወይም ትንሽ አይኖርህም። በቤትህ ውስጥ መለኪያ እና መለኪያ፤ ትልቅ ወይም ትንሽ አይኖርም። ክብደት አውነተኛና ጻድቅ ይሆንልሃል፤ እናም መለኪያ አውነተኛና ጻድቅ ይሆንልሃል፤ እንዲህ ረጅም ዘመን እንድትኖር በላይ የምትወስዳት መሬት፤ እግዚአብሔር አምላክህ በርስት የሚሰጥህ። ስለ፡ ርአሰ፡ርኩሰ፡ለእግዚአብሔር፡አምላክከ፡ኩሉ፡ዘይገብር፡ዘንተ፡ወኩሉ፡ ዘይገብር፡ዐመፃ።

ዘክር ኩሎ ዘገብረ ለከ አማሌቅ በመንገድ፣ ሶብ ወፃኢከ ኢምነ  
ምድረ ግብጽ። እንዴት በመንገድ ላይ ተቃወመህ፣ የኋላ ጥበቃህን  
ቆረጠ፣ ከኋላህ የነበሩትን ደካሞቹ፣ አንተም ራብተህ ደክመህ ነበርህ፣  
እርሱም አምላክን አልፈራም። ወይሆን፡ መቼ፡እግዚአብሔር፡አምላክህ፡  
ያሳርፍህ፡ከኩሎ፡ጸላእትህ፡በዙሪያህ፡በምድር፡እግዚአብሔር፡አምላክህ፡  
የሚሰጥህ፡ለማውረስ፡ትደመስስ፡ሰሙ፡ፀማሌቅ፡ከታቸ፡ሰማይ፡ወአትርሳ።

26

እና ይሆናል ከሆነ ወደ ምድር ትገባ፣ እርሷም ጌታ አምላክህ ለአንተ  
ለመውረስ የሚሰጥህ ናት፣ እና እርሷን ትወርሳት፣ እና በላዩ ትኖራት።  
እናም ከመጀመሪያ ፍሬዎቹ የምድርሽ ፍሬዎቹ ትወስዳለህ፣  
እግዚአብሔር አምላክሽ የሚሰጥሽ፣ እና በቅርጫት ውስጥ ትጥላለህ፣  
እና ወደ ቦታው ትሄዳለህ፣ እግዚአብሔር አምላክሽ ስሙ እዚያ  
እንዲጠራ የሚመርጠው። ወትመጣ ወደ ካህኑ ዘይሆን በእነዚያ ቀናት፣  
ወትል ወደ እርሱ፣ እገልጻለሁ ዛሬ ለእግዚአብሔር አምላኬ፣ ሆነ  
ገብቻለሁ ወደ ምድሩ፣ ዘሐለፈ እግዚአብሔር ለአባቶቻቸን ለመስጠት  
ለእኛ። እና ካህኑ ቅርጫቱን ከእጃቸህ ይወስዳል፣ እና ከእግዚአብሔር  
አምላክህ መሠዊያ ፊት ያስቀምጠዋል። ወመልሶ ይላል ቅድመ  
እግዚአብሔር የአምላክህ፣ ሶርያን ጣላት የአባቱ፣ ወወረደ ወደ ግብጽ፣  
ወተቀመጠ እዚያ በጥቂል ቁጥር፣ ወሆነ እዚያ ወደ ታላቅ ሕዝብ  
ወብዙ ብዛት። ወግብጻውያን አሳዩን፣ አዋረዱንም፣ ከባድ ስራም ላይ  
አደረጉ። እና ወደ እግዚአብሔር አምላካችን ጮህን፣ እና እግዚአብሔር  
ድምፃችንን ሰማ፣ እና ውርደታችንን አየ፣ እና ድካማችንን፣ እና  
መከራችንን። ወአወዳነ እግዚአብሔር እምግብጽ ውክቱ በኅይሉ ዐቢይ፣  
ወበእድ ጽንዕት፣ ወበመዝራዕት ልዑል፣ ወበራእያት ዐበይት፣  
ወበተአምራት፣ ወበመንክራት። ወአምጽአነ እስከ ብሔር ዝንቱ ወውበነ  
ምድረ ዛቲ፣ ምድረ እንተ ትውሕዝ ሐሊቢ ወመዓረ። እና አሁን እነሆ  
አመጣሁ የመጀመሪያውን ፍሬ የምድሩን ምርት፣ ዘሰጠሽኝ ጌታ፣ ምድር  
የምትፈሰስ ወተት እና ማር፣ እና ትተወዋለህ በፊተ ጌታ አምላክህ፣ እና  
ትሰግዳለህ በፊተ ጌታ አምላክህ። ወትደሰት በኩሎ መልካም ዘሀበከ  
እግዚአብሔር አምላክከ፣ ወቤትከ፣ ወሌዋዊ፣ ወመጻኢ ዘሀሎ ምስሌከ።

ግን ከሆነ ሁሉን የውጤቶቻችሁን አስረከብ በሦስተኛው ዓመት ማስረከብ ብትፈጽም፣ ሁለተኛውን አስረከብ ለሌዋዊ እና ለመጻፍት እና ለወላጅ አልባ እና ለመበለት ትሰጣለህ፣ እና በከተሞቻችሁ ይበላሉ፣ እና ይደሰታሉ።

ወትብል፡ በቀድሞ፡ አግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ አወጻክኩ፡ ቅዱሳተ፡ እምቤት፡ ወወሀብኩ፡ ሎሙ፡ ለሌዋዊ፡ ወለግድር፡ ወለእጋለ፡ ማውታ፡ ወለመበለት፡ በኩሉ፡ ትእዛዛትክ፡ እለ፡ አዘዝከኒ። ኢጎለፍኩ፡ ትእዛዘክ፡ ወኢረሳዕኩ። እና በሥቃዬ ከእነርሱ አልበላሁም፡ ከእነርሱ ወደ ርኩስ ፍሬ አልወሰድሁም፡ ከእነርሱ ለሙት አልሰጠሁም፡ የአግዚአብሔር አምላካችን ድምፅ ታዘዝሁ፡ እንደ አዘዘኝ አደረግሁ። ከቅዱስ ቤትህ ከሰማይ ተመልከት፣ እና ሕዝብህን እስራኤልን ባርክ፣ እና ለአባቶቻችን እንደማለትህ ወተትና ማር የምትፈስ መሬት ለእኛ ለመስጠት ላቸው የሰጠኸውን መሬት ባርክ።

በዚህ ቀን አግዚአብሔር አምላክህ ሁሉንም ሕጎች እና ፍርዶች እንድታደርግ አዘዘህ፡ እናንተም በሙሉ ልባችሁ እና በሁሉ ነፍሳችሁ እነርሱን ትጠብቁና ታደርጉ። ለአምላክ፡ ጎረደክ፡ ዮም፡ ከመ፡ ይኩን፡ አምላክክ፡ ወከመ፡ ትሑር፡ በኩሉ፡ መንገላቲሁ፡ ወከመ፡ ትዕቀብ፡ ሕጋተ፡ ወፍትሐተ፡ ወከመ፡ ትሰምዕ፡ ቃሎ። እና አግዚአብሔር አንተን ዛሬ መረጠ፣ ለእርሱ የተወደደ ይዘታ ሕዝብ ለመሆን፣ በትክክል እንደተናገረ፣ ትእዛዞቹን ለመጠበቅ። ወትሆን፡አንተ፡በላይ፡ኩሉ፡አሕዛብ፡ከመ፡ገብረክ፡ ስመ፡ወኩርዓተ፡ወክቡረ፡ትሆን፡አንተ፡ሕዝቡ፡ቅዱሱ፡ለአግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ከመ፡ተናገረ።

ወአዘዘ፡ሙሴ፡ወሳብ፡ሸማግሌ፡እስራኤል፡እንዘ፡ይብል፡ዕቀቡ፡ኩሎ፡ ሳብ፡ትእዛዛት፡እሉ፡ዘ፡አነ፡እኤ ዝዝ፡ለክሙ፡ዮም። እና ዮርዳኖስን ወደ አግዚአብሔር አምላክህ የሚሰጥህ ምድር በምትሻገሩበት ቀን፣ ትላልቅ ድንጋዮቹን ለራስህ ትቆማለህ፣ እና በቀባት ትቀባቸዋለህ። ወትጽሐፍ ላዕለ እሙንቱ አእባን ኩሎሙ ቃላተ ዝንቱ ሕግ፡ ከመ ትሰግሩ ዮርዳኖስ፡

አመ ትበውኩ ውስተ ምድር፡ አንተ እግዚአብሔር አምላክ አበዊከ  
ይሁበከ፡ ምድር አንተ ትውሕዝ ሐሊበ ወመዓረ፡ በከመ ደቤ  
እግዚአብሔር አምላክ አበዊከ ለከ፡ እናም ይሆናል አንደ ዮርዳኖስን  
ስትገገፈ፡ እነዚህን ድንጋዮቹ የእኔ ዛሬ የምዘዝህን በጋይባል ተራራ  
ታቆማላቸው፡ እናም እነርሱን በቅባት ትቀባቸዋለህ፡፡ ወትሐንጽ፡ህየ፡  
መሥዋዕተ፡እእግዚአብሔር፡አምላክከ፡መሥዋዕተ፡አምእብን፡  
ወኢተወድደ፡ላዕሌሁ፡ሐዲዲ፡፡ ድንጋዮቹን ሙሉዎቹን ትሰራለህ  
መሠዊያ እእግዚአብሔር አምላክህ፡ እና ታቀርብ በላዩ መሥዋዕተ ሙሉ  
እእግዚአብሔር አምላክህ፡ እና እዚያ የድኅነት መስዋዕት ታሰዋ፡ እና  
ትበላ፡ እና ትጠግብ፡ እና በእግዚአብሔር አምላክህ ፊት ትደሰት፡፡ እና  
በድንጋዮቹ ላይ ይህን ሕግ ሁሉ በግልጽ በጣም ትጽፋለህ፡፡

ወተናገረ ሙሴ ወካህናት ሌዋውያን ለኩሉ እስራኤል አንዘ ደብሉ፡  
ስቀጥ ወስማዕ እስራኤል፤ በዛቲ ዕለት ኮንከ ለሕዝብ እእግዚአብሔር  
አምላክከ፡፡ እና የእግዚአብሔር አምላክህ ድምፅ ትሰማ፡ እና ሁሉንም  
ትእዛዛቱን፡ እና ሕጎቹን፡ ዛሬ ለአንተ የማዘዝባቸውን ታደርግ፡፡

ወአዘዘ ሙሴ ለሕዝብ በደክቲ ዕለት አንዘ ደብል፡፡ እነዚህ  
ዮርዳኖስን ተገግረው በገሪዚም ተራራ ላይ ሕዝቡን ለመባረክ ይቆማሉ፤  
ስምዖን፡ ሌዊ፡ ይሁዳ፡ ደሳኮር፡ ዮሴፍ እና ብንያም፡፡ እና እነዚህ በገባል  
ተራራ ላይ የመርገሙን ይቆማሉ፤ ርኩቤን፡ ጋድ፡ አሴር፡ ዘቡሎን፡ ዳን፡  
እና ንፍታሌም፡፡

እና ሌዋውያን መልስ ሰጥተው ለሁሉ እስራኤል በታላቅ ድምፅ  
ደላሉ፡፡ የተረገመ ሰው ማንኛውም የሚያደርግ ቀረጻና ማቅለጫ፤  
አስጸያፊ ለጌታ፡ ሥራ የአንጥረኞቹ እጆቹ፡ እና የሚያስቀምጠው  
በሚሰጥር፡ እና መልስ ሰጥቶ ሁሉ ሕዝቡ ደላሉ፡ ይሁን፡፡ ርግም  
ዘያስዐርር አቡሁ ወእሞ፡ ወደብሉ ኩሉ ሕዝብ፡ ደኩን፡፡ የተረገመ ነው  
የሚቀደር የጎረቤቱን ድንበሮቹ፡ እና ሁሉም ሕዝብ ደላሉ፡ ይሁን፡፡  
የተረገመ ነው ዕውርን በመንገድ የሚያሳስት፡ እና ሁሉ ሕዝብ ደላሉ፡  
ይሁን፡፡ ርግም ዘይገልብ ፍትሐ መጻእ ወደቲም ወመበለት፡ ወደብሉ ኩሉ  
ሕዝብ፡ ደኩን፡፡ የተረገመ ነው ከአባቱ ሚስት ጋር የሚተኛ፤ ምክንያቱም

የአባቱን ሸፋን ገልጧልና፤ እና ሁሉም ሕዝብ ይላሉ፤ አሜን። የተረገመ ነው ከማንኛውም እንስሳ ጋር የሚተኛው፤ እና ሁሉ ህዝብ ይላሉ፤ ይሁን። የተረገመ ነው ከአባቱ ወይም ከእናቱ ካለቸው አህቱ ጋር የሚተኛው። እናም ሁሉም ህዝብ ይላሉ፤ ይሁን። የተረገመ ነው ከመርዓት ሴቱ ጋር የሚተኛው፤ እና ሁሉ ሕዝብ ይላሉ፤ ይሁን፤ የተረገመ ነው ከሚስቱ አህተ ጋር የሚተኛው፤ እና ሁሉ ሕዝብ ይላሉ፤ ይሁን። የተረገመ ነው ጎረቤቱን በማጭበርበር የሚመታው፤ እና ሁሉ ህዝብ ይላሉ፤ ይሁን። የተረገመ ነው ማን ስጦታዎቹን ይወስድ ንጹህ ደም ነፍስን ለመምታት፤ እና ሁሉ ሕዝብ ይላሉ፤ ይሁን። የተረገመ ነው እያንዳንዱ ሰው በዚህ ሕግ ሁሉ ቃላት ውስጥ እነርሱን ለማድረግ የማይቀመጥ፤ እና ሁሉ ሕዝብ ይላሉ፤ ይሁን።

## 28

ወይከውን፡እመ፡በሰማዕ፡ትሰማዕ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡አምላክከ፡ ትዕቀብ፡ወትገብር፡ኩሎ፡ትእዛዛተ፡አሉ፡አለ፡አነ፡እኔ ዝዘከ፡ዮም፡ ወይሁበከ፡እግዚአብሔር፡አምላክከ፡መልዕልተ፡ላዕለ፡ኩሎ፡አሕዛብ፡ ምድር። እና ይመጣሉ ላይህ ሁሉ እነዚህ ባረከቶች፤ እና ይገኙሃል፤ ከሆነ በመስማት ትሰማ የእግዚአብሔር የአምላክህ ድምጽ። ተባርከህ አንተ በከተማ፤ እና ተባርከህ አንተ በሜዳ። ተባረኩ ውሉደ ከርሥኪ ወፍሬ ምድርኪ ወአልህምትኪ ወአባግዲኪ። ተባርከዋል መጋዘኖቻህ እና ቀሪዎቻህ። ተባርከህ አንተ በመግባትህ፤ እና ተባርከህ አንተ በመውጣትህ።

ይሰጥ እግዚአብሔር አምላክህ ጠላቶቻህን እነዚያ ተቃውመውህ የነበሩትን ተሰብረው ፊትህ ፊት፤ በአንድ መንገድ ይወጣሉ ወደ አንተ፤ እና በሰባት መንገዶቹ ይሸሻሉ ከፊትህ። እግዚአብሔር በረከቱን በመጋዘኖቻህ ላይ ይልክልህ፤ እና በምትጥልበት እጅህ ሁሉ ላይ፤ በምድሩ ላይ፤ እግዚአብሔር አምላክህ የሚሰጥህ። እግዚአብሔር አንተን ለራሱ ቅዱስ ሕዝብ ያስነሳሃል፤ እንደ ለአባቶቻህ እንደማለ፤ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ድምፅ ከሰማህ፤ እና በሁሉም መንገዶቹ ከሄድህ። እና ሁሉ የምድር ብሔሮች ያያሉሃል፤ ምክንያቱም የጌታ ስም ለአንተ

ተጠርቷል፤ እና ደፈራሉሃል። ወያባዝሐከ እግዚአብሔር አምላክከ  
ውስተ መልካም በውሉደ ከርሥክ፤ ወበውሉደ እንስሳክ፤ ወበፍሬ  
ምድርክ፤ ውስተ ምድርክ እንተ መሐለ እግዚአብሔር ለአባዊክ ከመ  
ደሁብክ።

ጌታ ለአንተ የአርሱን መልካም ግምጃ ቤት ማለትም ሰማይን  
ደከፍታል፤ በወቅቱ ለምድርህ ዝናብ ለመስጠት፤ የእጃቸህን ሁሉ  
ሥራዎቹ ለመባረክ፤ እና ለብዙ አሕዛብ ታቦድራለህ፤ አንተ ግን  
አትበደርም። እና አንተ ብዙ አሕዛብን ትገዛለህ፤ የአንተን ግን  
አይገዙም። እግዚአብሔር አምላክህ አንተን ራስ እንጂ ጅራት  
እንዳትሆን ያደርግሃል፤ እና ከዚያ ከላይ ትሆናለህ እንጂ ከታች አትሆንም፤  
የእግዚአብሔር አምላክህን ድምፅ ብትሰማ፤ ዛሬ ለአንተ  
የማዘዝባቸውን ሁሉ ብትጠብቅ። አትበልጥ ከሁሉም ትእዛዛት ዘእኔ  
እኔዝዝህ ዛሬ ወደ ቀኝም ወደ ግራም፤ ለመሄድ ከሌሎች አማልክት  
በኋላ ለማገልገል እነርሱን።

ወይሆናል አንተ አይሰማህ ድምፅ እግዚአብሔር አምላክህ  
ለመጠበቅ ኩሎ ትእዛዛቱ ኩሎ እኔ እኔዝዝህ ዛሬ፤ ወይመጡ ላይህ  
ኩሎ ርግማኖች እነዚህ፤ ወይደዙህ። ርግም አንተ በከተማ፤ እና ርግም  
አንተ በሜዳ። የተረገሙ ደሆኑ መጋዘኖቻህ እና ቀሪዎቻህ። የተረገሙ  
የማሳፀንሽ ዘርዎች፤ እና የመሬትሽ ፍሬዎች፤ የበሬዎችሽ መንጋዎች፤  
እና የበጎችሽ መንጋዎች። ርግም አንተ በመግባትህ፤ እና ርግም አንተ  
በመውጣትህ።

ጌታ ላይህ እጦትን፤ መጥፋትን እና ማጥፋትን ይልካል፤ አጅህን  
በምትጥልበት ሁሉ ላይ፤ እስከ ያጠፋህ ድረስ፤ እና በፍጥነት እስከ  
ያጠፋህ ድረስ፤ በክፉ ተግባራትህ ምክንያት፤ ስለ ትጅግ። ጌታ ሞትን ወደ  
አንተ ያጣብቃል፤ እስከ ሙሉ በሙሉ ያጠፋህ ድረስ አንተን ከምድር፤  
ወደዚያ እሷን ለማውረስ የምትገባው። እግዚአብሔር ያመታሃል  
በቸግር፤ በትኩሳት፤ በብርድ ምንቀጥቀጥ፤ በእብጠት፤ በንፋስ  
ማጥፋት፤ በሕመምተ ቢጫ፤ እናም ደከታተሉሃል እስከ ያጠፋህ ድረስ።  
ወይሆን ለአንተ ሰማይ ዘመልዕልተ ራስክ ናሐስ፤ ወምድር ዘታሕትከ

ብርት። አግዚአብሔር አምላክህ ለመራትህ ዝናብ አቧራን ይሰጥ፤ እና አቧራ ከሰማይ ይወርዳል፤ እስከ ያጠፋህ ድረስ፤ እና እስከ በፍጥነት ያጠፋህ ድረስ። አግዚአብሔር በጠላቶቻህ ፊት ለመቁረጥ ይሰጥህ፤ በአንድ መንገድ ወደ እነርሱ ትወጣለህ፤ እና በሰባት መንገዶች ከፊታቸው ትሸሻለህ፤ እና በምድር ሁሉ መንግሥታት መበታተን ትሆናለህ። እናም የአናንተ ሙታን ለሰማይ ወፎቶ እና ለምድር አራዊት ምግብ ይሆናሉ፤ እና የሚያስፈራ አይኖርም። ጌታ በግብፃዊ ቁስል በመቀመጫህ ላይ፤ በዱር ቁርጥማጥ እና በማሳከክ ይመታሃል፤ እንዲሁም መፈወስ አትቸልም። ጎይታ ያመታሃል በአብደት፤ በዕውርነት፤ እና በአእምሮ መደንገጥ። እና በመካከለ ቀን እየዳሰሰህ ትሆናለህ፤ እንደ ዕውር በጨለማ የሚዳሰስ፤ እና መንገዶቻህ አይሳኩም፤ እና ከዚያ እየተበደልህ ትሆናለህ፤ እና በሁሉ ቀናት እየተዘረፍህ፤ እና የሚረዳህ አይኖርም።

ሚስት ትወስዳለህ፤ እና ሌላ ሰው ይደዘታል። ቤት ተሰራለህ፤ እና በውስጧ አትኖርም። የወይን ተክል ትተክላለህ፤ እና እሱን አታጭድም። ጥጁህ በፊትህ የተረዘ፤ እና ከእሱ አትበላም፤ አህያህ ከአንተ የተነጠቀ፤ እና ለአንተ አይመለስም፤ በጎቻህ ለጠላቶቻህ የተሰጡ፤ እና የሚረዳህ አይኖርም። ወንዶች ልጆቻህና ሴት ልጆቻህ ለሌላ ብሔር ተሰጥተዋል፤ ዓይኖቻህም እየደከሙ ወደ እነርሱ ይመለከታሉ፤ አጅህ ግን አትቸልም። ውጤቱን የምድርህ እና ሁሉንም ጉልበትህን የማታውቀው ሕዝብ ይበላል፤ እና በሁሉም ቀናት እየተበደልክና እየተሰባበርክ ትሆናለህ። ወትሆን፡አብድ፡በእነ፡ራእዮች፡የአይኖቻህ፡እነዚያ፡ትመለከታቸው።

አግዚአብሔር ይመታህ በክፉ ቁስል በጉልበቶቻህ ላይ እና በእግሮቻህ ላይ፤ ስለዚህ ከእግሮቻህ ዱካ እስከ ጫፍህ ድረስ መፈወስ አትቸልም።

አግዚአብሔር ያወጣህ አንተንና መሳፍንትህን እነዚያ ትሰይማቸው ላይ ራስህ ወደ ሕዝብ ዘአታውቀው አንተና አባቶቻህ፤ እናም ታገልግል እዚያ አማልክትን ሌሎችን እንጨትና ድንጋይ። እና እዚያ በእንቅስቃሴ።

በምሳሌ እና በተረካ ትሆናለህ በሁሉ አሕዛብ ውስጥ።። ጌታ አንተን እዚያ ወደሚመራቸው።

ዘርእ ብዙሐ ትወጽኦ ውስተ ሜዳ፣ ወጥቂት ታብውኦ፣ እስመ አንበጣ ትበልዶሙ። ወይን ቦታ ትተክላለህ እና ታገለግላለህ፣ ነገር ግን ወይን አትጠጣም ወይም ከአሱ አትደሰትም፣ ምክንያቱም ትል እነሱን ይበላቸዋል። የወይራ ዛፎች በሁሉም ወሰኖችህ ይሆናሉ፣ እና ዘይት አትቀጣም፣ ምክንያቱም የወይራ ዛፍህ ይፈሰሳል። ወላጆቻችን ሴቶች ልጆች ትወልዳለህ እና አይሆኑም፣ በምርኮ ይሄዳሉ። ሁሉ የእንጨት ነገሮችህ እና የምድርህ ውጤቶች በዝገታ ይበላሉ። መካከልህ ያለው መጻተኛ ወደ ላይ ወደ ላይ ይወጣል፣ አንተ ግን ወደ ታቸ ወደ ታቸ ትወርዳለህ። ይህ ይበድርሃል፣ አንተ ግን ለዚህ አትበድርም፣ ይህ ራስ ይሆናል፣ አንተ ግን ጅራት ትሆናለህ።

እና እነዚህ ሁሉ እርግጫዎች ላይህ ይመጣሉ፣ እና ያሳድዱሃል፣ እና ይደርሱሃል፣ እስከ ያጠፋህ ድረስ፣ እና እስከ ያጠፋህ ድረስ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር የአምላክህን ድምፅ አልሰማህምና፣ የእርሱን ትክክዞች እና ለአንተ ያዘዘውን ሐጎች ለመጠበቅ። እና በአንተ ምልክቶችና ድንቆች ይሆናሉ፣ በዘርህም እስከ ዘመን። በምትኩ ዘክለ አልተገበርክ ለእግዚአብሔር አምላክክ በደስታ ወበሠናይ ልብ በእንተ ብዝሃ ኩሉ።

ወትገብር ለጸላእትክ እለ ያመጽኦ እግዚአብሔር ላዕሌክ በረኃብ ወበጽምእ ወበዕርቃን ወበሐጽረት ኩሉ፤ ወትሰድድ መቅሠፍተ ሐዲድ ላዕለ ክሳድክ እስከ ያጠፍኦክ። ግደታ ያመጣል ላይህ ሐዝብ ከሩቅ፣ ከመጨረሻ የምድር፣ እንደንስር ጥቃት፣ ሐዝብ የድምፁን የማትሰማው። ብሔር ጎፍረት ዘይብሉ በገጹ፣ ዘኢይኸብር ገጸ ሸማግሌ፣ ወወላድኒ ኢይምሕር። ወይበላ ውሉደ እንስሳክሙ ወፍሬ ምድርክሙ፣ እስከ አኮ ያጎድግ ለክሙ እክለ፣ ወይነ፣ ቅብኦ፣ መራዕየ አብድክሙ፣ ወመራዕየ አባግዕክሙ፣ እስከ ያጠፍኦክሙ። ወያጠፋህ በከተማዎችህ እስከ ይፈርሱ ግድግዳዎቹ ከፍተኞቹ እና ጠንካሮቹ ላይ እነዚያ አምንህባቸው በሙሉ ምድርህ፤ እና ያጨንቅህ በከተማዎችህ እነዚያ

ሰጠህ። ወትባላዕ ዘፍራ ከርሥከ ሥጋ ደቂቅከ ወከዋልዲከ ኩሎ  
ዘወሀበከ በምንዳ

ዘለስላሳው ዘበኣንተ ያለ እና ዘበጣም ቅልጡፍ ያለ፣ በዓይኑ ደቀናል  
ወንድሙን፣ እና ሚስቱን ዘበእቅፉ ያለቸን፣ እና የተረፉትን ልጆቹ፣  
እነዚያ የሚተዉትን። ለእርሱ፣ አስከ ለአንዱ ከእነርሱ ከልጆቹ ሥጋ  
ለመስጠት፣ ዘእነዚያን የሚበላቸው፣ በምክንያት ዘምንም  
አይተርፍለትም ለእርሱ በመከራህ እና በመቸገርህ፣ ዘጠላቸቸህ  
ቢያሰቃዩህ በሁሉ በከተሞቹህ።

እናም ለስላሳዎ በእናንተ መካከል ያለቸና ትሩፍዎ፣ አግሯ  
በትሩፍነትና በለስላሳነት ምክንያት በምድር ላይ ለመሄድ ሙከራ  
ያለደረገቸ፣ በዓይኗ ትቀናለች ለባሷ በእቅፍ ላለው፣ እንዲሁም ለልጇና  
ለሴት ልጇ። እና የአሷ ድሀረ ወሊድ በወገቦቿ የወጣው እና የአሷ ልጅ  
የምትወልዷው፣ እነዚህን በሁሉ አጦት ምክንያት በድብቅ ትበላቸዋለች  
በአንተ መጨናነቅ ውስጥ እና በአንተ መከራ ውስጥ፣ የጠላትህ  
በከተሞቹህ ውስጥ የሚያሰቃይህ። ብትሰማ አይደለም ሁሉን የዚህን  
ሕግ ቃላት፣ በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን፣ ለማድረግ፣ ይህን የተከበረ  
አስደናቂ ስም፣ እግዚአብሔር አምላክህን፣ ለመፍራት። ወይገብር፣  
እግዚአብሔር፣ ፍሉይ፣ መቅሠፍትኪ፣ ወመቅሠፍተ፣ ዘርእኪ፣ መቅሠፍተ፣  
ዐበይተ፣ ወመንክረ፣ ወሐማሙ፣ እኩዩ፣ ወአማንያነ። ወይመልስ፣ ኩሎ፣  
ሐማሙ፣ ግብጽ፣ እኩዩ፣ ዘተጠንቀቅከ፣ እምገጾሙ፣ ወይለጠፉ፣ ውስቴትከ።  
ወኩሎ፣ ሐማሙ፣ ወኩሎ፣ መቅሠፍተ፣ እንተ፣ ኢተጽሐፊት፣ ወኩሎ፣  
እንተ፣ ተጽሐፊት፣ በውስተ፣ መጽሐፊ፣ ሕገ፣ ዝንቱ፣ ያመጽእ፣  
እግዚአብሔር፣ ላዕሌከ፣ አስከ፣ ያጠፍኣከ። እናም በጥቂት ቁጥር  
ትተዋላቸሁ፣ በሰማይ ከዋክብት ብዛት እንደ ነበራቸሁ ፈንታ፣ አስመ  
የእግዚአብሔር አምላካቸሁን ቃል አልሰማቸሁምና።

እና እንደዚህ ይሆናል፤ ጌታ በላያቸሁ ደስ ብሎት መልካም  
ለማድረግ እና ለማባዛት እንደተደሰተው፣ እንደዚህ ጌታ በላያቸሁ ደስ  
ይለዋል ለማጥፋት፣ እና በፍጥነት ከመራቱ ትወሰዳላቸሁ፣ እዚያ  
ለመውረስ የምትገቡባት። እና ጌታ አምላክህ ከምድር ጫፍ አስከ ምድር

ጫፍ ወደ ሁሉም አሕዛብ ያበታትንሃል፤ እና እዚያ አንተና አባቶቻህ ያላመናቸዱቸውን ሌሎች አማልክትን፣ እንጨቶችንና ድንጋዮችን ታገለግላለህ። ነገር ግን በእነዚያ አሕዛብ ውስጥ አያሳርፍህም፣ ወይም ለእግርህ ዱካ ቆመት አይኖርም፣ እና እግዚአብሔር እዚያ የማታታዘዝ ሌላ ልብ፣ የሚያልፏ ዓይኖች፣ እና የምትሰልብ ነፍስ ይሰጥሃል። ወሐደወትከ ትሆን ተንጠልጥላ በፊተ ዓይኒክ፣ ወትፈራ በቀንና በሌሊት፣ ወኢታምን በሐይወትክ። በጽባሕ ትብል፣ እጅ ይከውን ምሴት፣ ወበምሴት ትብል፣ እጅ ይከውን ጽባሕ፣ እምፍርሃተ ልብኪ ዘትፈርህ፣ ወእምራእያተ አዕይንትኪ ዘትፌኪ። እናም ጌታ ይመልስሃል ወደ ግብጽ በመርከቦች በዚያ መንገድ እኔ ያልኩት፣ አይደለም ደግሞ ትጨምር ማየት አሏን፤ እናም ትሸጣላቸሁ እዚያ ለጠላቶቻቸሁ ወደ ወንዶች ልጆች እና ወደ ገረዶች፣ እናም አይኖርም ገዢ።

እነዚህ ቃላት የኪዳን ናቸው፤ ዘእግዚአብሔር አዘዘ ለሙሴ ለማቆም ምስለ ደቂቀ አስራኤል በምድረ ሞክብ፤ ዘእንበለ ኪዳን ዘገበረ ምስሌሆም በኮራብ።

29

እና ሙሴ ሁሉን የአስራኤልን ልጆች ጠራ፣ እና ወደ እነርሱ አለ፣ እናንተ ጌታ በግብፅ ምድር በእናንተ ፊት ለፈርዖን እና ለአገልጋዮቹ፣ እና ለሁሉ ምድሩ ያደረገውን ሁሉ ተመልክታችኋል፣ ታላላቁ ፈተናዎች እነዚያ አይኖቸህ ያዩዋቸው፣ ምልክቶቹ እና ድንቆቹ ታላላቁ እነዚያ። ወአልሀበክሙ እግዚአብሔር አምላክክሙ ልብ ለማእመር ወአዕይንተ ለርእዮት ወአእዛነ ለሰማዕ እስከ ዛቲ ዕለት። እናም አራባ ዓመታት በምድረ በዳ መራቸሁ፣ አልባሳታቸሁ አልተረገመም፣ እናም ጫማዎቻቸሁ ከእግራቸሁ አልተለዩም። ዳቦ አልበላቸሁም፣ ወይንና ጠንካራ መጠጥ አልጠጣቸሁም፣ እግዚአብሔር አምላካቸሁ እኔ መሆኔን እንድታውቁ። እና እስከ ይህ ቦታ መጣቸሁ ፣ እና የሔሴቦን ንጉሥ ስሆን ፣ እና የባሳን ንጉሥ ዶግ በጦርነት ለመገናኘት ወጡ ። ወመታን አሙንቱ ወነሣዕነ ምድሮሙ ወወሀብኩ ሊተ በመክፈልት

ለሮቤል ወለጋኗ ወለመንፈቀ ነገደ ምናሴ። ወትጠብቁ፡ለማኗረግ፡ኩሎ፡ ቃላተ፡ዘኪዳን፡ዝንቱ፡ከመ፡ትርፎኩ፡ኩሎ፡ዘትገብሩ።

አንትም ሁላችሁም ዛሬ በእግዚአብሔር አምላካችሁ ፊት ቆማችኋል፤ የእናንተ አለቆች፣ እና የእናንተ የሽማግሌዎች ምክር ቤት፣ እና የእናንተ ዳኞች፣ እና የእናንተ ጸሐፊዎች፣ ሁሉም የእስራኤል ሰው። ሚስቶቻችሁ፣ ልጆቻችሁ እና በሰፊራችሁ መካከል ያለው መጻተኛ፣ ከእንጨት ቆራጭችሁ እስከ ውሃ ተሸካሚችሁ ድረስ፣ በእግዚአብሔር አምላካችሁ ኪዳን እና በእርሱ እርግማኖች ውስጥ ለማለፍ፣ እግዚአብሔር አምላክህ ዛሬ ከአንተ ጋር የሚያደርገው ሁሉ፣ ስለዚህ ያስቆምህ አንተን ለእርሱ ወደ ሕዝብ፣ እና እርሱ ይሆናል የአንተ አምላክ፣ በዘአነበበ ለአንተ፣ እና በዘመሐለ ለአባቶቻክ ክብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ። ወአይደለም፡ ለእናንተ፡ ብቻ፡ እኔ፡ አቋቁም፡ ዘኪዳን፡ ዝንቱ፡ ወዘእርግማነ፡ ዝንቱ። ነገር ግን እና ለእነዚያ እዚህ ሆነው ከእናንተ ጋር ዛሬ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ፊት፣ እና ለእነዚያ ከእናንተ ጋር እዚህ ዛሬ የሌሉ።

ምክንያቱም እናንተ ታውቃላችሁ እንዴት በግብጽ ምድር እንደኖርን፣ እንዴትም በእነዚያ አሕዛብ መካከል እንደአለፍን እናንተ ያለፋችሁት። እና ተመልከቱ አስጸያፊ ነገሮቻቸውን እና ጣዖታቸውን፣ ዛፍ እና ድንጋይ፣ ብር እና ወርቅ፣ የሆነውን በመካከላቸው። አይሆንም የትኛውም በእናንተ ሰው ወይም ሴት ወይም የአባት ቤት ወይም ነገድ አስምሮው የዘረ ከእግዚአብሔር አምላካችሁ ሄደው ለማገልገል አማልክተ እነዚያ አሕዛብ፣ አይሆንም የትኛውም በእናንተ ሥር ወደላይ ያድጋል በምሬት እና በመራራነት። ወይሆናል እንደ ደሰማ የዚህችን እርግማን ቃላት፣ ወይናገር በልቡ እያለ፣ ቅዱስ ለእኔ ይሁን፣ ምክንያቱም በልቤ መሳሳት እሄዳለሁ፣ ኃጢአተኛው ንጹሕን እንዳያጠፋ። አይፈልግም እግዚአብሔር ይቅር ለማለት ለእርሱ፣ ነገር ግን ከዚያ ይነድዳል የእግዚአብሔር ቁጣ እና ቅናቱ በዚያ ሰው ላይ፣ እና ይጣበቁበት በዚህ ኪዳን ውስጥ የተጻፉ ሁሉም እርግማኖች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ፣ እና እግዚአብሔር ስሙን ያጠፋዋል ከሰማይ በታች ካለው። እና እግዚአብሔር እሱን ወደ መከራዎች ይለያል ከሁሉ

የአስራኤል ልጆች፣ አንዷ በዚህ የሕግ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉት የኪዳኑ ሁሉ እርግጥኖቻቸው።

እናም ደላሉ ትውልዱ ሌላው ልጆቻቸው እነዚያ ከአናንተ በኋላ የሚነሱ፣ እና እንግዳው ማንም ቢሆን ከሩቅ ምድር የሚመጣ፣ እናም ያያሉ መቅሰፍቶቹን የያዩ ምድር እና በሽታዎቿን እነዚያ እግዚአብሔር በአሲ ላይ የላከ። ቀባሪና ጨው የተቃጠለ፣ ሁሉ ምድር አይዘራም፣ አያበቅልም፣ ወይም አይወጣም ላይዋ ምንም አረንጓዴ። እንደ ተገለበጡት ሰዶምና ገሞራ፣ አድማና ጼቦይም፣ እነዚያን ጌታ በቁጣና በብስጭት የገለበጠ። እና ሁሉ አሕዛብ ደላሉ፣ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ለዚህ ምድር እንዲህ ያደረገው? ደህ ታላቁ የቁጣው ቁጣ ማን ነው? ወይብሉ፣ ሰበ ጎደጉ ዘኪዳን እግዚአብሔር አምላክ አበዊሆም፣ ዘገብረ ለአበዊሆም፣ አመ አውፀሎሙ እምድረ ግብጽ። ወሄደው ሌሎች አማልክትን አገለገሉ፣ እነዚያም አላወቁአቸውም፣ ወአልከፈለላቸውምም። ወተቈጣ እግዚአብሔር በቅጣ ላይ ያ ምድር ለማምጣት ላይ አሲ እንደ ሁሉ እርግጥኖቻቸው የተጻፉ በዚህ የሕግ መጽሐፍ። ወአውጽኦ፣ ኪያሆሙ፣ እግዚአብሔር፣ እምነ፣ ምድር፣ በመዓት፣ ወበመንፈስ፣ ቅጣ፣ ወበመዐቅ፣ ዐቢይ፣ ጥቀ፣ ወገደፎሙ፣ ውስተ፣ ምድር፣ ካልአት፣ ከመ፣ ዮም።

ተደብቀው ነገሮች ለጌታ ለአምላካቸውን ናቸው፣ ተገለጠው ነገሮች ግን ለእኛ እና ለልጆቻችን ለዘላለም ናቸው፣ የዚህን ሕግ ቃላት ሁሉ ለማድረግ። ተሰውራት ነገራት ለእግዚአብሔር አምላክነት ናቸው፣ ተገላጭ ነገራት ግን ለእኛ እና ለልጆቻችን ለዘላለም ናቸው፣ የዚህን ሕግ ቃላት ሁሉ ለማድረግ።

እና ይሆናል እንደ ቢመጡ ላይህ ሁሉ እነዚህ ቃላት፣ በረከቱ እና እርግጥነት፣ ዘሰጠሁ በፊት ፊትህ፣ እና ትቀበላለህ ወደ ልብህ በሁሉ አሕዛብ፣ እንደ አንተን ያበታትንህ እግዚአብሔር አዚያ። ወትመለስ ወትመጣ ወደ እግዚአብሔር አምላክህ፣ ወትሰማ ድምፁን እንደ ሁሉ

እኔ የምዘዝህ ዛሬ፣ ከሙሉ ልብህ ወከሙሉ ነፍስህ። እና እግዚአብሔር ኃጢአትህን ያድናል፣ ይምራህም ይሆናል፣ እንደገናም እግዚአብሔር እዚያ ካበተነህ ከሁሉ አሕዛብ ደሰብሰብህ ይሆናል። ከሆነ መበታተንህ ከሰማይ ጫፍ እስከ ሰማይ ጫፍ፣ ከዚያ ጌታ አምላክህ ደሰብሰብህ፣ እና ከዚያ ጌታ አምላክህ ይወስድህ። እና አምላክህ አንተን ከዚያ ወደ አባቶቻህ የወረሱት መሬት ያመጣሃል፣ እና እሷን ትወርሳለህ፣ እና መልካም ያደርግሃል፣ እና ከአባቶቻህ የበለጠ ብዙ ያደርግሃል። እና እግዚአብሔር ያጻዳል ልብክ እና ልብ ዘርእክ ለመውደድ እግዚአብሔር አምላክክ እምኩሉ ልብክ እና እምኩሉ ነፍስክ ከመ ትሕይወ።

ወእግዚአብሔር አምላክህ ደሰጣል እነዚህን እርግማኖቹ ላይ ጠላቶቻህ እና ላይ እነዚያ የሚጠሉህ፣ እነዚያም የተከታተሉህ። ወአንተ ትመለስ ወትሰምረ ቃለ እግዚአብሔር አምላክክ፣ ወትገብር ትእዛዛቲሁ ኩሎን እለ አነ እኤዝዘክ ዮም። ወደባርክክ እግዚአብሔር አምላክክ በኩሉ ግብረ አደዊክ፣ በውሉደ ከርሥክ፣ ወበውሉደ እንስሳትክ፣ ወበፍሬ ምድርክ፣ እስመ ደመለስ እግዚአብሔር አምላክክ ለይትፌሣሕ ላዕሌክ ወደ መልካም፣ በከመ ተፈሥሐ ላዕለ አበዊክ። እንተ ትሰምዕ ቃለ እግዚአብሔር አምላክክ ለመጠበቅ ትእዛዛቲሁ ወሕጋቲሁ ወፍርዳቲሁ እለ ተጻሕፋ በመጽሐፈ ሕግ ዝንቱ፣ እንተ ትመለስ ኅበ እግዚአብሔር አምላክክ በኩሉ ልብክ ወበኩሉ ነፍስክ። ስለዚህ ይህ ትእዛዝ እኔ ዛሬ የማዘዝህ፣ በጣም ከባድ አደደለኝም፣ ወይም ከአንተ ሩቅ አደደለኝም። በሰማይ ላይ አደደለም፣ ማን ለእኛ ወደ ሰማይ ይወጣል እና ለእኛ ይዘ ይመጣል፣ እኛም ሰምተን እናደርጋለን እያለ። ወአኮኑ ማዕጾተ ባሕር ውእቱ እንዘ ይብል፣ መኑ ደሰግር ለነ ውስተ ማዕጾተ ባሕር ወይነሥኣ ለነ ወደገብራ ሰሚዐተ ለነ ወንገብር። ቃሉ በጣም ቅርብ ነው ለአንተ፣ በአፍህ፣ በልብህ፣ እና በእጅቻህ ለማድረግ።

ተመልከት፣ ዛሬ በፊትህ ህይወትንና ሞትን፣ መልካሙንና ክፉውን ሰጥቼአለሁ። እመ ሰማዕኮ ትእዛዛተ እግዚአብሔር አምላክክ ዘአነ እኤዝዘክ ዮም ለምሕረት እግዚአብሔር አምላክክ ለምሃድ በኩሉ መንገዱ ወለምዕቃብ ሕጋቱ ወፍትሐቱ ወትሐዩ ወብዙጋን ትኩኑ ወደባርክክ እግዚአብሔር አምላክክ በኩሉ ምድር ዘትበውኣ ህየ

ለምውራስ ሊቱ። እና ልብህ ከተለወጠ እና ካልሰማህ እና ታስተህ  
ለሌሎች አማልክት ከሰገድክ እና ካገለገልካቸው አስታውቅሃለሁ ዛሬ፤  
በጥፋት እንደምትጠፉ፤ እናም በምድራቱ ላይ ረጅም ቀናት አትኖሩም፤  
ወደዚያ የኦርዳኖስን ተሻግራቸው አሏን ለመውረስ የምትሄዱበት።

አመሰክራለሁ ለእናንተ ዛሬ ሰማይንና ምድርን፤ ሕይወትንና ሞትን  
ፊታቸው ፊት ሰጥቻቸዋል። በረከትንና እርግማንን። ሕይወትን ምረጥ፤  
እንዲህ ትኖር አንተና ዘርህ። ለማፍቀር እግዚአብሔርን አምላክህን፤  
ለማዳመጥ ድምፁን፤ እና ለመጠበቅ ለእርሱ፤ ምክንያቱም ይህ  
ሕይወትህ እና የቀናትህ ርዝመት ነው። ለመኖር በምድር ላይ፤ እርሱ  
መሐላ እግዚአብሔር ለአባቶቹህ አብርሃም እና ደስሐቅ እና ያዕቆብ  
ለመስጠት ላቸው።

31

ወፈጸመ ሙሴ እንደ ደነግረ ኩሎ አሙንቱ ቃላት ኅብ ኩሎሙ  
ደቂቀ አስራኤል። እናም ወደ እነርሱ አለ፤ ሙቶ ሃያ ዓመት ዛሬ ነኝ፤ ገና  
መግባትና መውጣት አልቸልም፤ እግዚአብሔር ግን ወደ እኔ አለ፤ ይህን  
የኦርዳኖስን አትሻገርም። እግዚአብሔር አምላክህ በፊትህ የሚሄድ፤ ይህ  
እነዚህን ብሔሮች ከፊትህ ያጠፋል፤ እና እነርሱን ትወርሳለህ፤ እና  
ኢየሱስ በፊትህ የሚሄድ፤ እንደ እግዚአብሔር የተናገረው። እና  
እግዚአብሔር አምላክህ ላቸው ያደርጋል እንደ ለሲሆን እና ለኦግ  
ላደረገው፤ ለሁለቱ የአሞራዎች ነገሥት እነዚያ በኦርዳኖስ ማዶ የነበሩ፤  
እና ለምድራቸው፤ እንደ እነርሱን ያጠፋቸው። እና ጌታ እነርሱን ለእናንተ  
አስረከበ፤ እናም ለእነርሱ ታደርጋላቸው፤ እንደ አዘዝኋቸው። ተጋደል እና  
ጽንዓት፤ አትፍራ፤ ወአትደናገጥ፤ ወአትደንገጽ እምገጸሙ፤ አስመ  
እግዚአብሔር አምላክክ ዘይቀድመክ ምስሌክ በውስቴትክ፤  
ወኢደኅድገክ፤ ወኢደኅድገክ። ሙሴ ኢየሱስን ጠራ፤ በኩሉ አስራኤል  
ፊት ተናገረውም፤ ተጽንዕ ሳይልም ሁን፤ አንተ ስለ እግዚአብሔር  
ለአባቶቻቸው ሊሰጣቸው ለመሐለው ምድር ወደዚህ ሕዝብ ፊት  
ትገባለህ፤ አንተም ታወርሳቸዋለህ። እና እግዚአብሔር ዘይሄድ ምስሌክ  
አይለቅቀክ ወኢደኅድገክ፤ አትፍራህ ወኢትደንገጽ።

ወጸሐፊ ሙሴ ቃላት ሕግ ዝንቱ ውስተ መጽሐፍ፤ ወወሀበ  
ለካህናት ደቂቀ ሌዊ አለ ደጸውሩ ታቦተ ኪዳነ እግዚአብሔር፤  
ወለሊቃውንተ ደቂቀ አስራኤል።

ወአዘዘ ሙሴ ሎሙ በይኸቲ ዕለት እንዘ ይብል፡ ድሃረ ሰቡዕ ዓመት  
በጊዜ ዓመተ ፍትሐት በበዓለ ድራር። በሁሉ አስራኤል በመሄድ  
በእግዚአብሔር የእናንተ አምላክ ፊት ለመታየት፤ በእግዚአብሔር  
በሚመርጠው ቦታ፡ ይህን ሕግ በሁሉ አስራኤል ፊት ወደ ጁሮዎቻቸው  
ትነበቡ። ሕዝቡን፡ ወንዶቹን፡ ሴቶቹን፡ ልጆቹን እና በከተሞቻቸው  
ውስጥ ያለውን መጻተኛ ሰብስቦ፡ እንዲሰሙ እና እግዚአብሔርን  
አምላካቸውን መፍራትን እንዲማሩ፡ እናም የዚህን ሕግ ሁሉንም ቃላት  
ለማድረግ ይሰማሉ። ወደቂቀሙ አለ አይከምሩ ይሰምዑ ወይመሀሩ  
ይፈርሁ እግዚአብሔር አምላክከ ኩሎ መዋዕል ኩሎ እሙንቱ ይነብሩ  
ላዕለ ምድር ውስተ እንተ አንትሙ ትሰግሩ ዮርዳኖስ ህፃ ይውረሱ ኪያሃ።

እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ አለ፡ እነሆ የሞትህ ቀናት ቀርበዋል፤  
ኢየሱስን ጥራ፡ እና በምስክርነቱ ድንኳን በሮቹ ቁሙ፡ እና አዘዘለሁ  
ለእርሱ፡ እና ሙሴ እና ኢየሱስ ወደ ምስክርነቱ ድንኳን ሄዱ፡ እና  
በምስክርነቱ ድንኳን በሮቹ ቁሙ። ወወረደ እግዚአብሔር በደመና፤  
ወቆመ በበረ ድንኳን ምስክር፤ ወቆመ ዐምደ ደመና በበረ ድንኳን  
ምስክር። ወይቤ እግዚአብሔር ኅብ ሙሴ፡ ናሁ አንተ ትነውም ምስለ  
አበዊከ፡ ወተንሥኦ ዝንቱ ሕዝብ ይዜንዩ ድሃረ አማልክተ ባዕድ ዘይኸቲ  
ምድር ኅብ ዝንቱ ይበውእ፡ ወየኅድጉኒ፡ ወይሰብሩ ኪዳነዩ ዘገበርኩ  
ሎሙ። እናም በዚያ ቀን በቁጣ ወደ እነርሱ እቆጣለሁ፡ እናም እነርሱን  
አተዋለሁ፡ እናም ፊቴን ከእነርሱ አመልሳለሁ፡ እናም ምግብ ይሆናል፤  
እናም ብዙ መከራዎቻና ችግሮቻ ያገኙታል፤ እናም በዚያ ቀን ይላል፤  
ስለዚያ ጌታ አምላኬ በእኔ ውስጥ የለም፤ እነዚህ መከራዎቻ አገኙኛ።  
ነገር ግን እኔ በእርግጥ ፊቴን ከእነርሱ አመልሳለሁ በዚያ ቀን፤ በሁሉም  
ክፋቶቻቸው ምክንያት እነዚያ ያደረጉ፤ ምክንያቱም ወደ እንግዳ  
አማልክት ተመለሱ።

እና አሁን የዚህን መዝሙር ቃላት ጻፉ፤ እና ለእስራኤል ልጆች አስተምሯት፤ እና በአፋቸው ውስጥ አስገቡዋት፤ ይህ መዝሙር በእስራኤል ልጆች ውስጥ በጌቱ እየመሰከረቸ ለእኔ እንድትሆን። እማስገባቸዋለሁ ወደ መልካም መሬት ዘመሐልኩ ለአባቶቻቸው ለመስጠታቸው፤ መሬት የምትፈስስ ወተት እና ማር፤ እና ደበላሉ፤ እና ተሞልተው ደጠግባሉ፤ እና ደመለሳሉ ወደ ባዕድ አማልክት፤ እና ያገለግሏቸዋል፤ እና ያስቆጡኛል፤ እና ደበታትኑ ኪዳኔን። እናም ይህች መዝሙር በጌታቸው እየመሰከረቸ ትተካለች፤ አደረሰምና ከአፋቸው እና ከዘርአቸው አፍ፤ እኔ ክፋታቸውን አውቃለሁና፤ ዛሬ እዚህ ምን ያህል እንደሚያደርጉ፤ ለአባቶቻቸው የማሐልኩትን መልካም ምድር ወደ እነርሱ ከማስገባቱ በፊት።

እና ሙሴ የዚህን መዝሙር በዚያ ቀን ጻፈ፤ እና ለእስራኤል ልጆች አስተምሯት። እና ለእያሱ አዘዘው እና አለው፤ ጽንዓ እና ጸንዓ፤ አንተ ለ ልጆቻችን እስራኤልን ወደ መሬት ታስገባለህ፤ እግዚአብሔር ላቸው የማለው፤ እና እርሱ ከአንተ ጋር ይሆናል።

ጊዜ ግን ፈጸመ ሙሴ መጻፍ ኩሎ ቃላት ሕግ ዝንቱ ውስተ መጽሐፍ እስከ ፍጻሜ። ወአዘዘ ለሌዋውያን እለ ደጸውሩ ታቦተ ኪዳነ እግዚአብሔር እንዘ ደብል። ወሲዶሙ መጽሐፈ ሕግ ዝንተ፡ ትሠደምዎ እምገቦሁ ታቦተ ኪዳነ እግዚአብሔር አምላክክሙ፡ ወደከውን ህየ ውስተክ ለመስክር። ምክንያቱም እኔ አውቃለሁ የአንተን ቁጣና የአንተን ጠንካራ አንገት፡ ገና እኔ በሕይወት እያለሁ ከአንተ ጋር ዛሬ፤ ወደ አምላክ እያመፀችሁ ነበራችሁ፡ እንዴት ከሞቱ በኋላ አይሆንም? ሰብስቦ ወደ እኔ የአንተን የነገድ መሪዎች፡ የአንተን ሸማግሌዎች፡ የአንተን ዳኞች፡ እና የአንተን ጸሐፊዎች፡ እንዲያውም እነዚህን ሁሉ ቃላት በጆሮዎቻቸው እናገር፤ እና ሰማይንና መሬትን ላቸው አመሰክር። አውቃለሁ እንግዲህ ምክንያቱም ከሞቱ በኋላ በሕግ ወጥነት ሕግ ወጥ ትሆናላችሁ፡ እና ከአዘዘኋችሁ መንገድ ትዘራላችሁ፡ እና በመጨረሻዎቹ ቀናት ክፋቶች ደገናኛችኋል፤ ምክንያቱም ክፉን በጌታ ፊት ታደርጋላችሁ፤ በእጆቻችሁ ሥራዎች እርሱን ለማስቆጣት።

ወተናገረ፡ሙሴ፡ውስተ፡አዝነ፡ኩሉ፡ማሳበር፡ቃላተ፡መዝሙር፡ዝነቱ፡  
እስከ፡ፍጻሜ፡፡

32

ተጠንቀቅ ሰማይ፣ እናገራለሁ፣ ምድርም ከኣፌ የሚወጡ ቃላትን ትሰማ። ቃሌ እንደ ዝናብ ደጠበቅ፣ እና ቃላቴ እንደ ጤል ደውረድ፣ እንደ ዝናብ በሳር ላይ፣ እና እንደ በረዶ በሳር ላይ። ስለዚህ የጌታን ስም ጠራሁ፣ ታላቅነትን ለእግዚአብሔር ችን ስጡ። ኣምላክ፡ እውነተኛ፡ ግብሩ፡ ወ፡ ኩሉ፡ መንገዱ፡ ፍርዳት፡ ኣምላክ፡ የማነ፡ ወ፡ ዐመፃ፡ የለም፡ ጻድቅ፡ ወ፡ ቅዱስ፡ እግዚአ፡ ኃጥሱ፣ ኣከ ሎቱ ውሉድ ተዋቂሓን፣ ትውልድ ዐዋጋ ወተገዋዝያ። እነዚህን ለግደታ ትመልሱ? እንዲህ ሞኝ እና ጥበበኛ ያልሆነ ሕዝብ? እርሱ ደህ የአንተ አባት አንተን ያገኘህ፣ አንተን ያደረገህ እና አንተን ያፈጠረህ አይደለምን? ዘክሩ የዘመን ቀናትን፣ የትውልዶች ዓመታትን ተረዱ። አባትህን ጠይቅ እና ደነግርሃል፣ ሸማግሌዎቻህን እና ደነግረሃል።

ጊዜ ልዑል አሕዛብን ሲከፍል፣ የአዳም ልጆቻን እንደረጩ፣ የአሕዛብን ድንበሮች እንደ እግዚአብሔር መላእክት ቁጥር አቆሙ። ወኮነ፡ ክፍሉ፡ እግዚአብሔር፡ ሕዝቡ፡ ያዕቆብ፡ መስፈርተ፡ ርስቱ፡ እስራኤል። ደገፈው በምድረ በዳ፣ በጥም የማቃጠል ሙቀት፣ በውሃ የሌለው ምድር፣ ከበበው እና አሰለጠነው፣ እና ጠበቀው እንደ የዓይን ብሌን። ከመ ንስር ጉጉዖን የሚሸፍን፣ በጥጁጉቹ ላይ ተናፈቀ፣ ክንፎቹን ዘርግቶ ተቀበላቸው፣ በጆርባው ላይ አነሳቸው። እግዚአብሔር ብቻው መራቸው፣ ከእነርሱ ጋር እንግዳ አምላክ አልነበረም። አስወጣቸው ላይ ኃይል የምድር፣ አመገባቸው ፍሬዎች የእርሻዎች፣ ጠባቸው ማር ከድንጋይ፣ እና ዘይት ከጠንካራ ድንጋይ። ቅቤ የበሬዎች፣ እና ወተት የበጎች፣ ከሱብ የበጎች እና የአውራ በጎች፣ ከልጆች የበሬዎች እና የፍየሎች፣ ከሱብ የኩላሊቶች የስንዴ፣ እና ደም የወይን ወይን ጠጣ። እና ያዕቆብ በላ እና ተሞላ፣ እና የተወደደው ረገጠ፣ ወፈረ፣ ወፈነ፣ ተስፋፋ፣ እና የሠራውን አምላክ ተወው፣ እና ከአዳኙ አምላክ ራቀ።

በባዕድ አስቆጡኝ፣ በእነርሱ አስጸያፊ ነገሮች አሳዘኑኝ። ለከጋነንት አሠወ። እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም። ለአማልክት እነዚያ ኢያውቁ፣ አዳዲስ ቅርበት መጡ። እነዚያ ኢያውቁ አባቶቻቸው። ካምላኽ ዘወለደከ ካሐደግካዮ፣ ወረሳዕካ ካምላኽ ዘመግበከ።

ወርእዮ፡እግዚአብሔር፡ወቀነክ፡ወመርጠኛ፡በመዐት፡ደቂቁ፡ወአዋልዱ። ወደቤ፡ እመልስ፡ገጸዮ፡እምኔሆም፡ወእርኢ፡ምነት፡ደከውን፡ሎሙ። በመጨረሻ፡መዋዕል፡እስሙ፡ትውልድ፡ዐዋጅ፡ውእቱ፡ደቂቁ፡አለ፡አልቦ፡ እምነት፡ውስቴቶሙ።

እነርሱ በማይደለ ካምላክ አስቀናኙኝ፣ በጣዖቶቻቸው አስቆጡኝ፣ እናም እኔ በማይደለ ሕዝብ አስቀናቸዋለሁ። በሞኝ ሕዝብ አስቆጣቸዋለሁ። ምክንያቱም እሳት ከቁጣዬ ተቀጣጥሏል፣ እስከ ታች ሲኮል ድረስ ይቃጠላል፣ ምድርንና ውጤቶቿን ይበላል፣ የተራሮችን መሠረቶች ያቃጥላል። አስበስብ ላይዎም መከራዎችን፣ የተደገም ኣቶቶ እዋጋ ላይዎም። በረሃብ እና በወፎቶ መብላት የሚጠፋ፣ እና የማይፈወስ የኋላ መወጠር፣ የአውራጃዎች ጥርሶችን ወደ እነርሱ አልካለሁ። በቁጣ በምድር ላይ የሚጎትቱ። ከውጭ ሰይፍ ይወልድ አልባ ያደርጋቸዋል፣ እና ከመጋዘኖች ፍርሃት፣ ወጣት ወንድ ከድንገል ጋር፣ የሚያጠባ ልጅ ከኦሮራ ሰው ጋር። አልኩ፣ እበትናቸዋለሁ፣ ከሰዎች መካከል የእነርሱን የማስታወሻ ምልክት አቆማለሁ። ቢሆን አይደለም በጠላቶች ቁጣ ምክንያት፣ እንዳያራዝሙ፣ ተቃዋሚዎች አንድ ላይ እንዳይጠቃሉ፣ እንዳይበሉ፣ እጃችን ከፍተኛ ናት፣ እና ጌታ አይደለም እነዚህን ሁሉ ያደረገው።

ብሔር ምክርን ያጣ ነው፣ እና በእነርሱ ውስጥ ዕውቀት የለም። ለመረዳት አላሰቡም፣ እነዚህን ለሚመጣው ጊዜ ይቀበሉ። እንዴት አንድ ሺህን ያሳድዳል፣ እና ሁለት ሚሪዮንን ያንቀሳቅሱ፣ እግዚአብሔር እነርሱን ካልሸጠ እና እግዚአብሔር እነርሱን ካላስረከበ? ምክንያቱም አማልክታቸው እንደ ካምላካችን አይደሉም፣ ጠላቶቻችን ግን ሞኞቻቸው። ከወይን የሰዶም ወይናቸው፣ እና መረባቸው ከጎሞራ፣ ወይን ፍራያቸው የምራራ ወይን ፍራ፣ የመራራነት ዘለላ ላቸው። ወይናቸው

የአባቦቹ ቁጣ ነው። እና የማይፈደስ የአፍኝ አንስሳት ቁጣ። አይደለም እነሆ እነዚህ ከእኔ ዘንድ ተሰብስበዋል፤ እና በግምጃ ቤቶቹ ውስጥ ተዘግተዋል? በበቀል ቀን አመልሳለሁ። እግራቸው በሚወድቅበት ጊዜ፣ ምክንያቱም የጥፋት ቀናቸው ቅርብ ነው። እና ዝግጁ የሆነው ላንተ ገብቷል። ምክንያቱም ጌታ ህዝቡን ይፈርዳል። እና በባሪያዎቹ ላይ ይጽናናል። ምክንያቱም አየ እነርሱን ደካሞቹ፣ እና በመምጣት ያለቁ፣ እና ደካሞቹ። እና ጎደታ አለ። የት ናቸው አማልክታቸው፤ በእነዚያ ላይ ተአምነው የነበሩት፤ በእነርሱ ላይ? የእነርሱን መሥዋዕቶች ስብ የበላቸውት፣ እና የእነርሱን መፍሰሻዎቹ ወይን የጠጣቸውት፤ ይነሡ እና ደርዱአቸው እና ለእናንተ ጠባቂዎቹ ይሁኑላቸው። ተመልከቱ ተመልከቱ እኔ ነኝ፣ ከእኔ በቀር አምላክ የለም፣ እኔ እገድላለሁ፣ እና ሕይወት አሰጣለሁ፣ አመታለሁ፣ እና እኔ አፈውሳለሁ፣ እና ከአጄ የሚያድን የለም። ምክንያቱም አጄን ወደ ሰማይ እነሳለሁ፣ እና በቀኝ አጄ አምላለሁ፣ እና አላለሁ፣ እኔ ለዘላለም አኖራለሁ። ምክንያቱም ሰይፌን እንደ መብረቅ አሸጋገራለሁ፣ እና አጄ ፍርድን ትይዛለች፣ እና ለጠላቶቹ ቅጣት አመልሳለሁ፣ እና ለሚጠሉኝ አመልሳለሁ። ቀስቶቼን በደም አስክራለሁ፣ እና ሰይፌ ሥጋ ይበላል ከቆሰሉት ደም እና ከምርኮ፣ ከጠላት መሳፍንት ራስ።

ተደሰቱ ሰማያት በአንድ ጊዜ ምስሌሁ፣ ወይስገዱ ሎ◆tu ኩሉ መላእክተ እግዚአብሔር፣ ተደሰቱ አሕዛብ ምስለ ሕዝቡ፣ ወይጸንቡ ሎቱ ኩሉ ደቂቀ እግዚአብሔር፣ አስመ ደመ ደቂቁ ይበቀል፣ ወይበቀል ወይመልስ ፍትሐ ለጸላክት፣ ወለጸላክት ይመልስ፣ ወያነጽሕ እግዚአብሔር ምድረ ሕዝቡ።

እና ዳፊ ሙሴ ዘመዝሙር ዛቲ በዕለት እንተ፣ እና አስተማረ እንተ ለደቂቀ አስራኤል፣ እና በአ ሙሴ፣ እና ተናገረ ኩሎ ነገረ ሕግ ዝንቱ ውስተ እዝነ ሕዝብ፣ ውክቱ እና ኢየሱስ ዘናዌ። ወፊጸመ ሙሴ እንዘ ደነገር ለኩሉ አስራኤል። ወይቤሎሙ፣ ተጠንቀቁ፣ በልብክሙ፣ ላዕለ፣ ኩሉ፣ ቃላት፣ እሉ፣ እለ፣ አነ፣ አስተማክር፣ ለክሙ፣ ዮም፣ አለ፣ ታዘዙ፣ ለደቂቀክሙ፣ ከመ፣ ይዕቀቡ፣ ወይግበሩ፣ ኩሎ፣ ቃላት፣ ሕግ፣ ዝንቱ። ምክንያቱም ይህ ባዶ ቃል ለእናንተ አይደለም፣ ምክንያቱም ይህች

የእናንተ ሕይወት ናት፤ እና በዚህ ቃል ምክንያት በምድሪቱ ላይ ረጅም  
ጊዜ ትኖራላችሁ፤ ወደዚያ እናንተ ኖርዳኖስን እያቋረጣችሁ ለመውረስ  
የምትሄዱበት። ወተናገረ፤ እግዚአብሔር፡ኅብ፡ሙሴ፡በዘቆ፡ዕለት፡እንዘ፡  
ደብል። ወደ አባሪም ተራራ ውጣ፤ ደህ ተራራ ናባው ዘ በሞክብ ምድር  
ነው በየሪኮ ፊት፤ እና የከናኮን ምድር ተመልከት፤ ዘ እኔ ለእስራኤል  
ልጆቻችሁ እሰጣለሁ፤ እና በዚያ ወደ ላይ የምትወጣው ተራራ ላይ  
ትሞታለህ፤ እና ወደ ሕዝብህ ትጨመራለህ፤ እንደ ኦሮን ወንድምህ  
በሆር ተራራ ላይ እንደሞተ እና ወደ ሕዝቡ እንደተጨመረ። ስለ  
ተቃወማችሁ ቃሌን በእስራኤል ልጆቻችሁ ስጥ በቃዳሽ በክርክር ውሃ  
ላይ በሲን ምድር በዳ ውስጥ፤ ስለ አላቀደሳችሁኝ በእስራኤል ልጆቻችሁ  
ውስጥ። ከፊትህ ምድሩን ታያለህ፤ ነገር ግን እዚያ አትገባም።

33

ወዘንቱ፡ደእቲ፡በረከት፡እንተ፡ባረከ፡ሙሴ፡ብእሲ፡እግዚአብሔር፡  
ለደቂቀ፡እስራኤል፡ቅድመ፡ሞቱ። ወአመረ፡ እግዚአብሔር፡ እምሲና፡  
መጽአ፡ ወተገለጸ፡ እምሴዔር፡ ለነ፡ ወአፍጠነ፡ እምተራራ፡ ፋራን፡ ምስለ፡  
ብዙኃን፡ ቃዴስ፡ እምየማኑ፡ መላእክት፡ ምስሌሁ። እና የሕዝቡን አድነ፤  
እናም ኩሎሙ በእደዊከ የተቀደሱ፤ እናም እነዚህ በአንተ ናቸው፤ እናም  
ከቃላቱ ተቀበለ። ሕግ ዘአዘዘ ለነ ሙሴ፤ ርስት ለጉባኤያተ ያዕቆብ።  
ወደሆን በተፈቀረው መሳፍንት ፣ ሲጋበኩ መሳፍንት ሕዝቦቹ ምስለ  
ነገዶቹ እስራኤል ። ሮቤል ደኑር፤ እና አይሙት፤ እና በቁጥር ብዙ ደሁን።

ወዘንቱ ደሁዳ፤ ስማዕ እግዚአብሔር ደሁዳ፤ ወኅብ ሕዝቡ ትመጽእ፤  
እደዊሁ ደፈልጡ ሎቡ፤ ወረዳኪ እምጸላእቲሁ ትኩን።

ወለሌዊ ደቤ፡ ሀቡ ሌዊ ግሉሐ ዚአሁ፡ ወአማነ ዚአሁ ለብእሲ  
ቅዱስ፡ ዘአመከርዎ በመከራ፡ ረገምዎ ላዕለ ማየ መቃውሞ። ያ ለአባቱ  
እና ለእናቱ አላየሁህም የሚል፤ እና ወንድሞቹን ያላወቀ፤ እና ልጆቹን  
የካደ፤ የአንተን ቃላት ጠበቀ፤ እና የአንተን ኪዳን ጠበቀ። ሕጎችህን  
ለያዕቆብ ይገልጻሉ፤ እና ሕግህን ለእስራኤል፤ በቁጣህ ዕጣንን ሁልጊዜ  
በመሠዊያህ ላይ ያደርጋሉ። ባርክ እግዚአብሔር ኃይሎ፤ ወግብረ

እደዊሁኒ ተቀበል፤ ስበር ሐቀወ ፀሩ እለ ተንሥኡ ላዕሌሁ፡ ወእለኒ ጸልኩ  
አይተንሥኡ፡ እና ለቤንያም አለ፤ የተወደደው በእግዚአብሔር ደኖራል  
እያመነ፤ እና እግዚአብሔር ደጋርደዋል በእሱ ላይ ሁሉንም ቀናት፡ እና  
በትከሻዎቹ መካከል አረፈ።

ወለዮሴፍ፡ አለ፡ እምበረከተ፡ እግዚአብሔር፡ ምድሩ፡ እምዘመናት፡  
ሰማይ፡ ወእምጤል፡ ወእምአዕማቃት፡ ምንጮቹ፡ እምታሕት። ወበሰዓተ  
ፍራያት መንገድ ፀሐይ ወእምኅብረት ወርኅ። ከተራሮቹ ጫፍ  
መጀመሪያ፡ እና ከዘላለማዊ ኮረብታዎቹ ጫፍ፡ ወበከመ፡ ሰዓተ፡ ምድር፡  
መምላክ፡ ወእለ፡ ተቀባሊ፡ ለዘ፡ ተርኣዮ፡ በውስተ፡ ቈጽል፡ ደምጻክ፡ ላዕለ፡  
ርእሱ፡ ዮሴፍ፡ ወላዕለ፡ ርእሱ፡ ዘተሰብሐ፡ ላዕለ፡ አኅዊሁ። የበሬ በኩር  
ውበቱ የእርሱ ነው፤ የአሐዱ ቀንድ ያላቸው ቀንዶቹ የእርሱ ቀንዶቹ  
ናቸው፤ በእነርሱ አሕዛብን ደወጋል በአንድ ጊዜ፤ እስከ የምድር ጫፍ፡  
እነዚህ የኤፍሬም አልፎቹ ናቸው፤ እና እነዚህ የምናሴ ሺዎቹ ናቸው።  
ወለዘቡሎን አለ፡ ተፈሥሕ ዘቡሎን በመውጻእክ፡ ወደሳኮር በድንኳናቱ።  
አህዛብ ያጠፋሉ፤ እና እዚያ ተጠራላቸው፤ እና እዚያ የጽድቅ መስዋዕት  
ታስወግዳላቸው፤ ምክንያቱም የባህር ሀብት ያጠባሃል፤ እና የባህር ዳርቻ  
ነዋሪዎቹ ንግድ።

ወለጋድ፡ አለ፡ ብፁዕ፡ ዘያስፋሕ፡ ለጋድ፡ ከመ፡ አንበሳ፡ አንበረ፡  
ወሰብረ፡ መዝራዕተ፡ ወመልክከ። እና ርእዩ መባእተ ዘሊቱ፡ እስመ ህየ  
ተከፍለ ምድር መላእክት እለ ተጋብኩ ምስለ መላእክተ ሕዝብ፡ ጽድቀ  
እግዚአብሔር ገብረ፡ ወፍተሐ ዘሊቱ ምስለ እስራኤል።

ወለዳን፡ አቤ፡ ዳን፡ ግልገለ፡ አንበሳ፡ ውእቱ፡ ወደነጥር፡ እምባሳን።  
ወለንፍታሊም፡ አለ፡ ንፍታሊ፡ መሙላተ፡ ተቀባይነት፡ ወደመልክ፡ በረከተ፡  
እምኅብ፡ እግዚአብሔር፡ ባሕረ፡ ወደቡብ፡ ደወርሱ። ወለአሴር አለ፤ ብሩክ  
ከልጁቹ አሴር፤ ወደሆን ተቀባይ ለወንድሞቹ፤ ደጠመቅ በዘይት እግሩን።  
ብረትና ነሐስ ሳንዳሉ ደሆናል፤ እንደ ቀናትህ ኃይልህ።

አደደለም እንደ አምላክ የተወደደው፤ የሚረግጥ ላይ ሰማይ ረዳትህ፤  
እና ታላቁ የጠፈሩ። ወደሸፍንህ፤ የእግዚአብሔር፡ መጀመሪያ፡ ወበኃይለ፡

ክንዶቹ፡ ዘለዓለም፡ ወያስወጣ፡ ከፊትህ፡ ጠላትህን፡ እያለ፡ ትጠፋ። እና እስራኤል በእምነት ብቻውን ደኖራል፤ በያዕቆብ ምድር ላይ፤ በእህልና በወይን ላይ፤ እና ሰማይም ለአንተ በጤል የተሞላ ደመና ይሆናል። ብፁዕ አንተ እስራኤል፤ ማን ይመስልሃል ሕዝብ አየተዳነ በእግዚአብሔር፤ ይከላከልሃል መርዳትህ፤ እና ሰይፍ ኩራትህ ናት፤ እና ደሞቹህ ጠላቶቹህ፤ እና አንተ በአንገታቸው ላይ ትረግጣለህ።

34

እና ሙሴ ከአራቦት ሞክብ ወደ ናባው ተራራ ወጣ፤ ወደ ፋስጋ ጫፍ፤ እርሱም በኢሪኮ ፊት ላይ ነው፤ እና ጌታ ለእርሱ ሁሉንም የገላአድ ምድር እስከ ዳን አሳየው። እና ሁሉን የነፍታሊም መሬት፤ እና ሁሉን የኤፍሬም መሬት፤ እና የምናሴን፤ እና ሁሉን የይሁዳ መሬት እስከ መጨረሻው ባሕር። እና የምድረ በዳውን፤ እና የኢሪኮ ዙሪያ ያሉትን ክልሎች፤ የመዝገብ ዛፎች ከተማ፤ እስከ ጾዓር። እና እግዚአብሔር ለሙሴ አለ፡ ይህ ምድር ለአብርሃም እና ለይስሐቅ እና ለያዕቆብ እያልኩ ለዘራቸሁ እሰጣታለሁ ብዬ የማለፍኩት ናት፤ እና ለአይኖቹህ አሳየሁሁ፤ እና እዚያ አትገባም።

ወሙሴ ገብረ እግዚአብሔር ሞተ በምድረ ሞክብ በቃለ እግዚአብሔር። ወቀበርዎ በጋይ ቅሩብ ቤተ ፎጎር፤ ወአልቦ ዘርእየ መቃብሮ እስከ ዛቲ ዕለት። ሙሴ ግን መቶ ሃያ ዓመት ነበረ በመሞቱ ጊዜ፤ ዓይኖቹ አልደበዘዘም፤ ኤሎታዎቹም አልተበላሹም።

እና የእስራኤል ልጆች ሙሴን በሞክብ አራቦት ውስጥ በዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ከኢያሪኮ አንፃር ሰላሳ ቀናት አለቀሱ፤ እና የሙሴ ሐዘን ማልቀስ ቀናት ተፈጸሙ። እና ኢየሱስ የናዌ ልጅ በመንፈስ ግንዛቤ ተሞላ፤ ሙሴ እጆቹን በእሱ ላይ አደረገ ለ፤ እና የእስራኤል ልጆች ሰሙት፤ እና ጌታ ለሙሴ እንደ አዘዘው አደረገ።

ወአልተንሥክ እንከ ነቢይ በእስራኤል ከመ ሙሴ፤ ዘአእመሮ እግዚአብሔር ሎቱ ገጸ በገጽ። በሁሉም ምልክቶችና ድንቆች ውስጥ፤

ጌታ ኦርሱን ላከው እነዚያን በግብፅ ምድር ለፈርዖን፣ ለአገልጋዮቹና  
ለምድሩ ሁሉ እንዲያደርግ። ተከምራቱ ዐበይቱ፣ ወአዴ ጎያለ፣ እንተ ገብረ  
ሙሴ ቅድመ ኩሉ አስራኤል።

# ኢያሱ

1

እናም ከሙሴ ሞት በኋላ ሆነ፤ ጌታ ለሙሴ አገልጋይ ለሆነው ለናዌ ልጅ ለኢየሱስ እንዲህ አለው፤ ሙሴ የእኔ ረዳት ሞተ። አሁን ስለዚህ ተነስተህ፤ የኖርዳኖስን አቋርጥ አንተ እና ደህ ሁሉ ህዝብ ወደ ምድር፤ እኔ ላቸው የምሰጣቸው። ሁሉ በታ በየትኛውም በእግራቸው ዱካ ላይ እንደምትረገጡ፤ ለእናንተ እሰጣቸዋለሁ፤ እንደተናገርኩት ለሙሴ። ደቱ በረሃ እና ደቱ አንቲሊባኖስ፤ እስከ ዘ ወንዝ ዘ ዐቢይ፤ ወንዝ ዩፍራጤስ፤ እና እስከ ዘ ባሕር ዘ የመጨረሻ፤ እምነ ምዕራብ ፀሐይ ደሆን ደቱ ድንበር የእናንተ። አንድም ሰው በፊትህ አይቆምም በሁሉ የሕይወትህ ቀናት፤ እና እንደ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ፤ እንደዚያው ከአንተ ጋር አሆናለሁ፤ እና አልተወህም ወይም አልረሳህም። ጽንዕ እና ተጋንን፤ አንተ ምክንያቱም ለዚህ ሕዝብ የምድሩን ትከፋፍላለህ፤ እኔ ለአባቶቻቸው ለእነርሱ ለመስጠት የላለፍኩትን። ጽንዕ እንከ ወጽንዕ፤ ለመሐደግ ወለገቢር በከመ አዘዘከ ሙሴ ገብርኖ፤ ወኢትግሐስ እምኔሆሙ ውስተ የማን ወኢውስተ ፀጋም፤ ከመ ትትዋደድ በኩሉ ዘእመ ትገብር። እናም የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይም፤ በቀንና በሌሊት በእሱ ታስብበት፤ የተጻፈውን ሁሉ ለማድረግ እንድታውቅ፤ ከዚያ ትበልጽጋለህ፤ መንገዶቻህን ታበልጽጋለህ፤ እናም ከዚያ ትረዳለህ። እነሆ አዘዘኩህ፤ ጠንካራ ሁን እና ድፍረተኛ ሁን፤ አትፍራ፤ ወይም አትደንግጥ፤ ምክንያቱም ጌታ አምላክህ ከአንተ ጋር ነው ወደምትሄድበት ሁሉ። ወአዘዘ ኢየሱስ ለጸሐፍተ ሕዝብ እንደ ደብል። ወደ መሀከለ ሰፈረ ሕዝቡ ግቡ፤ እናም ለሕዝቡ አዝዙ እንዲህ እያላቸው፤ ምግብ አዘጋጁ፤ ምክንያቱም ገና ሦስት ቀናት ስላሉ እናንተም ደህን ኖርዳኖስ ታቋርጣላቸው፤ ገብታቸው ጌታ የአባቶቻቸው አምላክ ለእናንተ የሚሰጣቸውን ምድር ለመያዝ።

ወለሮቤል ወለጋድ ወለግማሽ ነገድ ምናሴ አለ ኢየሱስ። ዘክሩ ቃለ ዘአዘዘክሙ ሙሴ ገብረ እግዚአብሔር እንደ ደብል፤ እግዚአብሔር አምላክክሙ አሰረሐክሙ ወወሀበክሙ ምድረ ዛቲ። ሴቶቻቸው እና

ልጆቻቸው እና እንስሳቸው በሰጣቸው መሬት ይኑሩ፤ እናንተ ግን ከወንድሞቻቸው በፊት የታጠቁ ሆናቸው ትሻገሩ፤ ኃይል የሆነ ሁሉ፤ እና ታግዟቸው። እስከ እግዚአብሔር አምላካችን ወንድሞቻቸውን እንደ እናንተም ያሳርፋቸው ድረስ፤ እና እነዚህም እንደ እግዚአብሔር አምላካችን የሚሰጣቸውን መሬት ይውረሱ፤ እና እያንዳንዳቸው ሙሴ ከዮርዳኖስ ማዶ በፀሐይ ምስራቅ የሰጣቸውን ውርሳቸው ወደ ትመለሳላቸው። እና ለኢየሱስ መልስ ሰጥተው አሉ፡ ምን ያህል ሁሉ የምታዘዝን እናደርጋለን፤ እና ወደ ሁሉ በታ የምትልከን እንሄዳለን። በሁሉ በምንኛውም ከሙሴ ሰማንው እንሰማሃለን፤ ነገር ግን ጌታ አምላካችን ከአንተ ጋር ይሁን፤ እንደ ከሙሴ ጋር የነበረው። ዘእምራ፡ ግን፡ ሰው፡ ዘይጣረስ፡ ለከ፡ ወዘአይሰምዕ፡ ቃላትከ፡ በከመ፡ እመ፡ ታዘዝዎ፡ ይሙት፡ ግን፡ ጽንዕ፡ ወተጋደል።

2

ወሰደደ፡ ኢየሱስ፡ ወልደ፡ ናዌ፡ እምሳጢን፡ ክልኤተ፡ ደቂቀ፡ ወራዙተ፡ ከመ፡ ይስትርኡ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ዐርጉ፡ ወርእዩ፡ ምድረ፡ ወኢያሪኮ። ወራሩ፡ ክልኤቱ፡ ደቂቀ፡ ወራዙት፡ ወበኡ፡ ውስተ፡ ኢያሪኮ፡ ወበኡ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ብእሲት፡ ዘማይ፡ እንተ፡ ስማ፡ ራክብ፡ ወኅደሩ፡ ህዩ።

ወተነገረ ለንጉሠ ኢየሪኮ እንዲህ እያሉ፡ ገብተዋል እዚህ ሰዎች የእስራኤል ልጆች ምድሩን ለማሰልፈ። ወሰደደ፡ ንጉሠ፡ ኢያሪኮ፡ ወይቤ፡ ኅብ፡ ራሐብ፡ እንዘ፡ ይብል፡ አውጽኢ፡ ሰብክ፡ እለ፡ ቦኡ፡ ውስተ፡ ቤተኪ፡ በሌሊት፡ እስመ፡ ለመርምረ፡ ምድር፡ መጽኡ። ወአንሥኦት፡ እንተ፡ ብእሲት፡ ለክልኤቱ፡ ደቂቀ፡ ሰብክ፡ ወኅብኦቶሙ፡ ወትቤሎሙ፡ እንዘ፡ ትብል፡ ቦኡ፡ ኅቤዩ፡ ደቂቀ፡ ሰብክ። እንደ በሩ በጨለማ ውስጥ እየተዘጋ ሳለ፡ ሰዎቹ ወጡ፤ የት እንደሄዱ አላውቅም፤ በኋላቸው ተከተሏቸው፤ ብትይዟቸው። ይህች ግን እነርሱን ወደ ጣራው አወጣቸው፤ እና በጣራው ላይ በተከመረው የተልባ ገለባ ውስጥ ደበቀቻቸው። እና ሰዎቹ በዮርዳኖስ መሻገሪያዎች ላይ ባለው መንገድ ኋላቸውን ተከታተሉ፤ እና በሩ ተዘጋ።

ወኮነ፡እንዘ፡ወፀኡ፡እለ፡ደሴስዩ፡እምድሳሬሆም፡ወእሙንቲሰ፡ቀድመ፡  
ደንዐሱ፡ሎሙ፡ደእቲሰ፡ዐርገት፡ጎቤሆም፡ውስተ፡ደብር። እና ወደ እነርሱ  
አለቸ፡ እውቃለሁ ምክንያቱም ጌታ ምድሩን ለእናንተ ሰጠ፡ የእናንተ  
ፍርሃት ላይ ወድቋልና። ሰማን ለእግዚአብሔር አምላክ ቀይ ባህርን  
ከፊታቸሁ አደረቀው። መቼ ከግብጽ ምድር ወጣቸሁ፤ እና ብዙ ነገር  
አደረገ ለሁለቱ የአሞራውያን ነገሥታት፤ እነዚያ ከዮርዳኖስ ማዶ የነበሩ።  
ለሲሆን እና ለኦግ፤ እነዚያ እናንተ ያጠፋቸዋቸው። ወሰሚዕነ ንሕነ  
ደነቅነ በልብነ፤ ወኢቆመ ደግሚ መንፈስ ውስተ አሐዱኒ እምኔነ  
እምግጽክሙ፤ እስመ እግዚአብሔር አምላክክሙ አምላክ ውስተ ሰማይ  
ላዕሉ ወላዕለ ምድር ታሐቱ። ወአሁኒ አምሕሉ ለኢ በእግዚአብሔር  
አምላክ፤ እስመ እግብር ለክሙ ምሕረተ፤ ወአንተሙኒ ግበሩ ምሕረተ  
በቤተ አቡዮ። እና የአባቴን ቤት፤ እናቴን፤ ወንድሞቼን፤ ሁሉንም ቤቴን፤  
እና ላቸው ያለውን ሁሉ አትረፉ፤ እና ነፍሴን ከሞት ታድኑ።

ወይቱ አሉዋ ካቶቹ፡ ነፍስ አኛ ምትክ እናንተ ወደ ሞት። ወይቱ ዘ  
አለቸ፡ እንደ ያስረክብ ጌታ ለእናንተ ካቱ ከተማ፡ ታደርጋላቸሁ ለእኔ  
ምሕረት ወይቱ እውነት። ወአውረደቶሙ፡ በመስኮት። ወይቤሎሙ፡ ጎብ፡  
ደብር፡ ሑሩ፡ ኢደረክቡክሙ፡ እለ፡ ደሴፍወክሙ፡ ወተትጎባኡ፡ ህዩ፡  
ሠለስተ፡ መዋዕለ፡ እስከ፡ ደገብኡ፡ እለ፡ ደሴፍወክሙ፡ እምድሳሬክሙ፡  
ወእምድሳረ፡ ዝንቱ፡ ትሑሩ፡ ጎብ፡ ፍኖትክሙ።

ወይቱ ሰብእ፡ ጎብ፡ ኪያሃ፡ ንጹሐን፡ ንሕነ፡ ለመሐላኪ፡ ዝንቱ።  
ተመልከት፡ እኛ ወደ ከተማዋ ክፍል እንገባለን፤ እና ይህን ቀይ ገመድ  
ምልክት በእሷ በኩል እኛን ባወረድክበት መስኮት ላይ ታወርዳለህ፤ ግን  
አባትህን፤ እናትህን፤ ወንድሞቻህን፤ እና የአባትህን ቤት ሁሉ ወደ ራስህ  
ወደ ቤትህ ተሰበስባለህ። እና ይሆናል ሁሉ ማን ቢሆን ከቤትህ በር ወደ  
ውጭ የሚወጣ፤ ለራሱ ተጠያቂ ይሆናል፤ እኛ ግን ከዚህ መሐላህ  
ንጹሃን እንሆናለን፤ እና በቤትህ ውስጥ ካንተ ጋር የሚሆኑ ብዙዎቹ፤ እኛ  
ተጠያቂዎቹ እንሆናለን። ግን ማንም እኛን ቢጎዳ ወይም የእኛን  
እነዚህን ቃላት ቢገልጽ፤ ከዚህ የአንተ መሐላ ንጹሃን እንሆናለን።  
ወአመ፡ ሎሙ፡ በከመ፡ ቃልክሙ፡ ደኩን፡ ወፈነዎሙ፡ ወሑሩ። ወመጽኡ

ውስተ ምድረ ተራራ ወነበሩ ህፃ ወለስተ መዋዕለ። ወጎሠሡ አለ  
ደዴግኑ ኩሎ መናገድ ወኢረከቡ።

ወተመልሱ አልክቱ ክልኤቱ መናእሳን። ወወረዱ እምውስተ ደብር።  
ወሰገረ ጎበ ኢዳሱስ ወልደ ናዌ። ወነገርዎ ኩሎ ዘአጋጠሞሙ። ወደቤሉ።  
ጎበ። ኢዳሱስ። ከመ፡አግብኦ፡አግዚአብሔር፡ኩሎ፡ምድረ፡በአደነ፡  
ወተሰምጠወ፡ኩሉ፡ዘደነብር፡ምድረ፡ደእቲ፡እምኔነ።

3

ወአንሥኦ፡ ኢዳሱስ፡ በጽባሕ፡ ወወፅኦ፡ እምሳጢን፡ ወመጽኡ፡ አስከ።  
ዮርዳኖስ፡ ወጎደሩ፡ ህፃ፡ ቅድመ፡ ደሰግሩ። ወሆነ፡ ድሳረ፡ ወለስቱ፡ መዋዕል፡  
ዐደዉ፡ ጸሐፍት፡ በመካከለ፡ ትዕይንት። እና ለሕዝቡ አዘዙ እንዲህ ብለው፡  
መቼ የእግዚአብሔር አምላካችን የኪዳን ታቦተ እና ካህናቶቻችን እና  
ሌዋውያን እሷን ሲያነሡ ስትመለከቱ፡ ከቦታዎቻችሁ ትነሡ እና ኋላዋ  
ትሄዳላችሁ። ግን ርቀት ደሁን በመካከላችሁ እና ያ፣ አስከ ሁለት ሺህ  
አንድ ትቆማላችሁ፣ አትቅረቡ ወደ እሷ፣ እንዲያውቁ መንገዱን  
የምትሄዱበትን፣ ምክንያቱም መንገዱን ከትናንት እና ከሦስተኛ ቀን  
አልሄዳችሁም።

ወአመነ፡ ኢዳሱስ፡ ለሕዝብ፡ ተቀደሱ፡ ለጊሠ፡ አስመ፡ ጊሠ፡ ደገብር፡  
እግዚአብሔር፡ በክሙ፡ መንክራተ። ወደህሱስ ለካህናት አለ፣ ያንሱ ታቦተ  
ኪዳን እግዚአብሔር፣ ወቅደሙ ሕዝብ፣ ወነሥኡ ካህናት ታቦተ ኪዳን  
እግዚአብሔር፣ ወሖሩ ቅድመ ሕዝብ። ወደቀል እግዚአብሔር ወደ  
ኢዳሱስ፡ በዚህ ቀን እጃምር ለማክበር አንተን በፊት ሁሉ ልጆቻ  
አስራኤል፡ እንዲያውቁ ምክንያት እንደ ነበርኩ ከሙሴ ጋር፡ እንደዚሁ  
እሆናለሁ ከአንተ ጋር። ወአሁ አዝዝ ለካህናት አለ ደጸውሩ ታቦተ ኪዳን  
እንዘ ትብል፡ ሶበ ትበውኡ ውስተ ክፍል ማደ ዮርዳኖስ፡ ወውስተ  
ዮርዳኖስ ትቀውሙ።

ወደቤ ኢዳሱስ ለደቂቀ አስራኤል፡ አምጽኡ ዝፃ ወስምዑ ቃለ  
እግዚአብሔር አምላክነ። በዚህ ታውቁ፣ እግዚአብሔር ሕያው በእናንተ

መካከል ነው፤ እናም አጥፊ ከፊታችን ያጠፋል ዘካናናዊያን፤  
ዘኬታውያን፤ ዘፌሬዛውያን፤ ዘኤዋውያን፤ ዘአሞራውያን፤  
ዘጌርጌሳውያን፤ እና ዘኢያቡሳውያን። እነሆ የጌታ የኪዳን ታቦት የምድር  
ሁሉ ዮርዳኖስን ያልፋል። ምረጡ ለእናንተ አሥራ ሁለት ሰዎች ከደቂቅ  
እስራኤል፤ አሐዲ ከኩሉ ነገድ። ወይሆን፡እንደ፡ቢያረፍ፡እግሮቹ፡የካህናት፡  
ተሸካሚዎች፡ታቦተ፡ኪዳን፡እግዚአብሔር፡የሁሉ፡ምድር፡በውሃ፡ዮርዳኖስ፡  
ውሃ፡ዮርዳኖስ፡ይጠፋል፤ ውሃ፡ደግሞ፡ወራጁ፡ይቆማል።

ወተነሥክ ሕዝብ እምደብተራቲሆሙ ለያሕልፍ ዮርዳኖስ፤  
ወካህናት ተሠደጡ ታቦተ ኪዳን እግዚአብሔር ቅድመ ሕዝብ። እንደ  
ካህናቱ የኪዳን ሣጥን ያነሱ ወደ ዮርዳኖስ ይገቡ ነበር፤ እና  
የእግዚአብሔርን የኪዳን ሣጥን ያነሱት ካህናት እግሮቹ ወደ ዮርዳኖስ  
ውሃ ክፍል ተጠመቁ፤ ዮርዳኖስ ግን በሙሉ ዳርቻው ይሞላ ነበር፤ እንደ  
የሰንዴ መከር ቀናት። እናም ውኃው የሚወርደው ከላይ ቆመ፤ የቀዘቀዘ  
ስብስብ አንድ ርቂ በጣም በጣም እስከ ቂርያት ይዳራም ክፍል ድረስ  
ቆመ፤ የሚወርደው ውኃ ግን ወደ ዓረባ ባሕር የጨው ባሕር ወረደ፤  
እስከ መጨረሻው ድረስ አለቀ፤ እናም ሕዝቡ ኢያሪኮን ፊትለፊት ቆሙ።  
እናም ቆሙ የጌታ የኪዳን ታቦት ተሸካሚዎቹ ካህናት በዮርዳኖስ መካከል  
በደረቅ ላይ፤ እናም ሁሉም የእስራኤል ልጆች በደረቅ ተሻገሩ፤ ሕዝቡ  
ሁሉ ዮርዳኖስን እስኪያልፍ ድረስ።

4

ወእምድሳረ፡ ፈጸመ፡ ኩሉ፡ ሕዝብ፡ ዘያሐውር፡ ዮርዳኖስ፡ ወይቤ፡  
እግዚአብሔር፡ ለኢየሱስ፡ እንዘ፡ ይብል። ወሰዶ፡ ሰብኦ፡ እምነ፡ ሕዝብ፡  
አሐዲ፡ እምነ፡ ኩሉ፡ ነገድ። አዝዝ ወእሙንቱ፡ ወንሥኩ እምነ ማእከል  
ዮርዳኖስ ዝግጁ አሥራ ወክልኤ አእባን ፡ ወእሙንቱ እንዘ ትጸውሩ  
ምስሌክሙ ፡ ሥደሙ ወእሙንቱ በውስተ ትዕይንትክሙ ፡ ጎበ እመ  
ትጸንሑ ህየ ሌሊተ ።

ወጸውዐ ኢየሱስ ዐሥራ ወክልኤተ ሰብኦ እምውስተ እለ ክቡራን  
እምውሉዲ እስራኤል አሐዲ እምነ ነገድ ነገድ። አላቸው፤ ፊቱ ፊተ

እግዚአብሔር ወደ የኖርዳኖስ መካከል አቅርቦ፣ እና እያንዳንዱ ከዚያ ድንጋይ ወስዶ፣ እንደ የእስራኤል አስራ ሁለት ነገዶች ቁጥር በተከሻዎቹ ላይ ያንሳ። ስለዚህ እነዚህ ለእናንተ ሁልጊዜ የተቀመጠ ምልክት ይሆኑ። ስለዚህ ነገ ልጅህ አንተን ሲጠይቅ አያለ፣ እነዚህ ድንጋዮች ለእኛ ምንድን ናቸው? እናም አንተ ለልጅህ ታሳያለህ እንዲህ አያልክ፡ ምክንያቱም የኖርዳኖስ ወንዝ ከሁሉ ምድር የጌታ የቃል ኪዳን ታቦት ፊት ተቋረጠ፣ እሱን ሲያሻግር፤ እና እነዚህ ድንጋዮች ለእስራኤል ልጆች እስከ ዘላለም ለእናንተ መታሰቢያ ይሆናሉ።

ወአደረጉ እንደዚህ ደቂቀ እስራኤል እንደ አዘዘ እግዚአብሔር ለኢየሱስ፤ ወወሰዱ ዐሥራ ክልኤተ ድንጋያተ እምነ መካከለ ኖርዳኖስ፣ እንደ አዘዘ እግዚአብሔር ለኢየሱስ በመጠናቀቅ ማቋረጥ ደቂቀ እስራኤል፤ ወተሸከሙ በአንድ ጊዜ ለራሳቸው ወደ ሰፈር፣ ወአኖሩ እዚያ። ኢየሱስ ግን ሌሎች አሥራ ሁለት ድንጋዮችን በኖርዳኖስ ውስጥ፣ የእግዚአብሔርን የኪዳን ታቦት በሚያነሱት ካህናት እግሮች ስር በሆነው ቦታ አቆመ፣ እና እስከ ዛሬ ቀን ድረስ እዚያ ናቸው።

ቆሙ ግን እነዚያ ካህናት የሚያነሱት የኪዳን ታቦት በኖርዳኖስ፣ እስከ ኢየሱስ ጌታ ለሕዝቡ እንዲያስታውቅ ያዘዘውን ሁሉ እስኪያጠናቅቅ ድረስ፣ እና ሕዝቡ ቸኮለ፣ እና አቋረጡ። ወሆነ እንደ ፈጸመ ኩሉ ሕዝብ ማቋረጽ፣ ወቀደህ መስቀል ዘኪዳን እግዚአብሔር ወእብንኒ ቅድሚያሆሙ። ወተሰገሩ ደቂቀ ሮቤል ወደቂቀ ጋድ ወመንፈቀ ነገደ ምናሴ እንደ ዳሎዋን ቅድመ ደቂቀ እስራኤል በከመ አዘዘሙ ሙሴ። አርባ ሺህ ለውጊያ የታጠቁ በእግዚአብሔር ፊት ተሻግረው ወደ ኢያሪኮ ከተማ ለጦርነት ሄዱ። በዚያ ቀን እግዚአብሔር የኢየሱስን ከሁሉ የእስራኤል ዘር ፊት አበዛው፣ እና እንደ ሙሴ ፈሩት፣ በኖረበት ጊዜ ሁሉ።

ወደቤ፡እግዚአብሔር፡ለኢየሱስ፡እንዘ፡ደብል። አዝዝ ለካህናት እለ ይጸዑ፣ ታቦተ ኪዳን ምስክረ እግዚአብሔር ከመ ደውዱ እምኖርዳኖስ። ወአዘዘ ኢየሱስ ለካህናት እንደ ደብል፡ ውዱ እምነ ኖርዳኖስ። ወሆነ እንደ ወጡ ካህናት እለ ያንሥኩ ታቦተ ኪዳን እግዚአብሔር እምነ

ዮርዳኖስ ወክነበሩ እግሮሙ ላዕለ ምድር፣ ተጐላላ ማላ ዮርዳኖስ በከመ ምድሩ፣ ወሐረ እንደ ትናንት ወሃልስት ዕለት በኩሉ መሠረቱ።

ወሐዝብ፡ ዐርገ፡ እምዮርዳኖስ፡ በዐሥራይ፡ ዘወርጎ፡ ቀዳማይ፡ ወጎደሩ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ በገልጋላ፡ ጎብ፡ ምሥራቀ፡ ጸሐይ፡ እምኢያሪኮ። እና እነዚህን አስራ ሁለት ድንጋዮቹ፣ እነዚያን ከዮርዳኖስ የወሰደ፣ ኢየሱስ በገልጋል አቆመ። እያለ፣ መቼ ደጠደቁአቸው ደቂቀቸው እያሉ፣ እነዚህ ድንጋዮቹ ምን ናቸው? ለወልዶቻቸው ንገሩ፣ እስራኤል ይህን የዮርዳኖስ ወንዝ በደረቅ መሬት ላይ አለፈ። እግዚአብሔር አምላካቸን የዮርዳኖስን ውሃ ከፊታቸው ያደረቀው እስከ ሻገሩ ድረስ ነው። ልክ እንደ እግዚአብሔር አምላካቸን የቀደ ባሕርን ያደረቀው፣ እግዚአብሔር አምላካቸን ከፊታቸን ያደረቀው እስከ አለፍን ድረስ። እንዲያውቁ ሁሉ የምድር ብሔራት የጌታ ኃይል ጠንካራ መሆኑን፣ እናንተም በሁሉ ሥራ ጌታን አምላካቸንን እንድታመልኩ።

5

ወሆነ፡እንደ፡ሰሙ፡ነገስታተ፡አሞራውያን፡አለ፡ነበሩ፡ማዶተ፡ዮርዳኖስ፡ ወነገስታተ፡ፊኒቄ፡አለ፡በባሕር፡ስለ፡አደረቀ፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡ ዮርዳኖስ፡ወንዝ፡እምቅድመ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡በማቋረጻቸው፡ወቀለጡ፡ አእምሮቶሙ፡ወደነገጹ፡ወአልነበረ፡በሎሙ፡ጥበብ፡ምንም፡እምገጸ፡ ደቂቀ፡እስራኤል።

በዚህ ጊዜ ግን ጌታ ለኢየሱስ አለ፣ ለራስህ ከገደላማ ድንጋይ የድንጋይ ሰይፎቹን አድርግ፣ እና ተቀምጦህ የእስራኤልን ልጆች ለሁለተኛ ጊዜ ግረዝ። ወገብረ፡ኢየሱስ፡ሰይፈ፡ዘእብን፡ሰኩየ፡ወገዘረ፡ውሉደ፡እስራኤል፡ ውስተ፡ምድር፡ዘይሰመይ፡ኩኩሐ፡ዘቀር፡ፀት። ዘ ግን መንገድ አጻዳ ኢየሱስ ውሉደ እስራኤል፣ ኩሎሙ ዘ ኮኑ በ ውስተ መንገድ፣ ወ ኩሎሙ ዘ ዘልፈ ኢተገዘተ ጎለዉ እምኔሆሙ ዘ ወፀኩ እም ግብጽ። ኢየሱስ ሁሉንም እነዚህን ገረዘ፣ ለአርባ እና ሁለት ዓመታት እስራኤል በማባዳሪቲድት በረሃ ተመላለሰ። ስለዚህ ያልተገረዘ ነበሩ፣ እነዚያ ብዙዎች ከተዋጊዎቹ ከግብጽ ምድር ከወጡት፣ እነዚያ

የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ያልታዘዙ፤ ለእነርሱም ወሰነ እንዳይመለከቱ ያንን ምድር፤ ዘተማለ እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ለመስጠት ምድር የምትፈሰስ ወተት እና ማር። ነገር ግን ምትክ እነዚህ አስቀመጠ ልጆቻቸውን፤ እነዚህም ኢየሱስ ገረዛቸው፤ ምክንያቱም በመንገድ ላይ ያልተገረዙ ሆነው ስለተወለዱ። ከተገረዙ በኋላ ግን በሰፊሩ ውስጥ ተቀምጠው እስኪፈወሱ ድረስ ጸጥ አሉ። እና እግዚአብሔር ለኢየሱስ የናዌ ልጅ አለው፤ በዛሬ ቀን የግብፅን ነቀፋ ከእናንተ አስወገድኩ፤ እና የዚያን ቦታ ስም ገልጋላ ብሎ ጠራው።

እናም የእስራኤል ልጆች ፋሲካን በወሩ አሥራ አራተኛ ቀን ከምሽቱ ጀምሮ በኢያሪኮ ምዕራብ በዮርዳኖስ ማዶ በሜዳው አደረጉ። ወበልዑ እምነ እክለ ምድር ፈጸመ ወሐዲሰ ። በዚህ ቀን ማናው ተቋረጠ ከእነርሱ ከምድሩ እህል በኋላ በልተው፤ እና ከዚያ በኋላ ለእስራኤል ልጆች ማና አልነበረም፤ ግን የዘንባባዎቻን ምድር በዚያ ዓመት አጠሩ።

ሆኖ ኢየሱስ በኢያሪኮ እንዳለ፤ ዓይኖቹን ከፍ አድርጎ አየና ሰው አንድ ፊቱ ቆሞ፤ ሰይፍም በእጁ የተመነጠረ። ኢየሱስም ቀርቦ የእኛ ነህ ወይስ የጠላቶቻችን? አለው። ሆኖም ለእነርሱ አለው፤ እኔ የጌታ ኃይል አለቃ አለቃ ነኝ፤ አሁን መጥቻለሁ። እና ኢየሱስ በፊቱ ላይ ወደ መሬት ወደቀ፤ እና ለእነርሱ አለው፤ ጌታዬ፤ ለአገልጋይህ ምን ትእዛዝ ትሰጣለህ። እናም የጌታ አለቃ ጦር አዛዥ ወደ ኢየሱስ እንዲህ አለው፤ ከእግርህ ጫማህን ፍታ፤ አሁን በላዩ የቆምከው ቦታ ቅዱስ ነውና።

6

እና ኢሪኮ ተዘገታ ተመርኮዛ ነበረች፤ አንድም ሰው ከእርሷ አልወጣም ወይም አልገባም። ወአመረ፤ እግዚአብሔር፡ ኅብ፡ ኢየሱስ፡ ርኢኩ፡ አነ፡ አሰጥሞ፡ ውስተ፡ አዴኩ፡ ለከ፡ ለኢያሪኮ፡ ወለንጉሥሃ፡ ዘውስቲታ፡ ኅያላን፡ እለ፡ ሀለው፡ በኅይል። አንተ ግን አቁም በዙሪያዎ ተዋጊዎቹን በዙሪያ። እና ይሆናል እንደ በተረምፔት ስትነፉ፤ ሁሉ ህዝብ በአንድ ጊዜ ይጮኹ፤ እና እነርሱ ሲጮኹ የከተማዎ ግድግዳዎች

በራሳቸው ደወድቃሉ፣ እና ሁሉ ህዝብ እያንዳንዱ እንደ ፊቱ ሮጦ ወደ ከተማዋ ይገባል።

ወገብአ፡ ኢየሱስ፡ ወልደ፡ ናዌ፡ ተባ፡ ካህናት። ወደቤሎሙ፡ እንዘ፡ ይብል፡ አዝዙ፡ ለሕዝብ፡ ከሙደዑዙ፡ ወደክብቡ፡ ለሀገር፡ ወመስተቃትላን፡ ይሱሩ፡ እንዘ፡ ዐጽዉ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር። ወሰብዓቱ፡ ካህናት፡ እለ፡ ደዕቀቡ፡ ሰብዓተ፡ መለኮተ፡ ቅዱሳተ፡ ይሕለፉ፡ ከማሁ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወደጸውዑ፡ በጽንዓት፡ ወታቦተ፡ ኪዳነ፡ እግዚአብሔር፡ ትስዕብ። እነዚያ ተዋጊዎቹ ግን ከፊት ይሻገሩ። እና ካህናቱ የጌታን ኪዳን ታቦት ከኋላ እየተከተሉ መለኮት እየነፉ። ለሕዝቡ ግን ኢየሱስ አዘዘ እንዲህ ብሎ፡ አትጮሁ፡ ማንም ድምፃቸውን አይስማ፤ እስከ እርሱ ለመጮህ ቀን እስኪያስታውቅ ድረስ፤ እና ከዚያ ትጮሃላቸው። እናም የእግዚአብሔር ኪዳን ሣጥን ዙሪያዋን ከዘረቸ ከኋላ ወዲያውኑ ወደ ሰፈሩ ሄደች፤ እና እዚያ ተኛች።

ወበካልእ ዕለት ተንሥኦ ኢየሱስ በጽባሕ፣ ወነሥኦ ካህናት ታቦተ ኪዳነ እግዚአብሔር። እና እነዚያ ሰባት ካህናት እነዚያ ሰባት መለኮቶቹ የሚያጓጉዙ በእግዚአብሔር ፊት ይቀድሙ ነበር፤ እና ከዚህ በኋላ እነዚያ ተዋጊዎቹ ይገቡ ነበር፤ እና ቀሪው ሕዝብ የእግዚአብሔር የኪዳን ታቦት ከኋላ ነበር። ወካህናት፡ ነፍት፡ በመለኮቶቹ፡ ወቀሪው፡ ሕዝብ፡ ኩሉ፡ አከበ፡ ከተማዋን፡ ስድስት፡ ጊዜ፡ ቅርብ፡ ወሄደ፡ እንደገና፡ ወደ፡ ሰፈሩ፡ እንዲሁ፡ አደረገ፡ በስድስት፡ ቀናት።

እና በሰባተኛው ቀን በንጋት ተነሱ፣ እና በዚያ ቀን ሰባት ጊዜ ከተማዋን ዞሩ። ወኮነ፡ በዙፍ፡ ሳብዕ፡ ነፍት፡ ካህናት፡ ወደቤ፡ ኢየሱስ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ጸርጉ፡ እስመ፡ አግብአ፡ እግዚአብሔር፡ ለክሙ፡ ሀገረ። እናም ይህች ከተማ የተረገመች ትሆናለች፤ እርሷም እና በእርሷ ውስጥ ያለው ሁሉ፣ ለሰባት ጌታ፣ ነገር ግን ራሃብን የዝሙት ሴትን አድኑ እና በቤቷ ውስጥ ያለውን ሁሉ። ግን እናንተ በጣም ከየተወደደው ነገር ትጠብቁ፣ ሳይሆን እናንተ አራሳቸው ያሰባቸው ከየተወደደው ነገር ትወስዱ። እና የእስራኤል ልጆች ሰፈር የተረገመ ታደርጉ፤ እና እኛን

ታጠፏ። ወኩሉ ብሩር ወወርቅ ወብርቅ ወጎጂን ቅዱስ ደኩን  
ለእግዚአብሔር፤ ውስተ መዝገብ እግዚአብሔር ይባላ።

ወካህናት በመለከቶቹ ነፈሱ፤ ሕዝብም የመለከቶቹን ድምፅ  
ሲሰማ፤ ሁሉ ሕዝብ በአንድ ጊዜ በታላቅና በጠንካራ ጩኸት ጮኸ፤  
ወግድግዳው ሁሉ በዙሪያው ወደቀ፤ ወሁሉ ሕዝብ ወደ ከተማይቱ  
ወጣ። ወአጥፍኦ እያ ኢየሱስ፡ ወኩሎ ዘሀሎ ውስተ ሀገር፡ እምብእሲ  
ወእስከ ብእሲት፡ እምወራዛይ ወእስከ ልህቅ፡ ወእስከ ላህም ወእንሰሳ  
ዘይጽዋዕ፡ በአፈ ሰይፍ።

ወለሁለቱ ወራዙት አለ ተሰለሉ አለ ኢየሱስ፡ ግቡ ውስተ ቤተ ደክቲ  
ብእሲት፡ ወአውጽኑ ኪያሃ እምሀየ፡ ወኩሎ ዘሀሎ ላቲ። እና ሁለቱ  
ወጣቶቹ ሰላኖቹ ከተማውን የሰለሉ ወደ ሴቲቱ ቤት ገቡ፤ እና ራሃብን  
ዝሙተኛዎን፤ እና አባቷን፤ እና እናቷን፤ እና ወንድሞቿን፤ እና ዘመዶቿን፤  
እና የነበራትን ሁሉ አወጡ፤ እና አሲን ከእስራኤል ሰፈር ውጭ  
አቆሙዋት። ወደክቲ፡ ሀገር፡ ተቃጠለት፡ በአሳት፡ ምስለ፡ ኩሉ፡ አለ፡ በዛቲ፡  
ዘእንበለ፡ ብሩር፡ ወወርቅ፡ ወናሐስ፡ ወሐዲድ፡ ወሀቡ፡ ውስተ፡ መዝገብ፡  
እግዚአብሔር፡ ለእምጻእ።

ወራሐብ ዘዘሙት ወኩሎ ቤተ አቡሃ አሕዳወ ኢየሱስ፤ ወአሰከበ  
በእስራኤል እስከ ዮም፤ እስመ ኅብካት ለአለ ተላክኩ እለ ፈነወ ኢየሱስ  
ለተልኩክ ኢያሪኮ። እናም ኢየሱስ በዚያ ቀን በእግዚአብሔር ፊት  
አስማማ እንዲህ እያለ፡ የተረገመ ነው ያ ሰው ያንን ከተማ የሚሰራው፤  
በበኩሩ ይመሰርታታል እና በትንሹ ልጁ በሮቹን ያቆማል። እናም እንዲሁ  
አደረገ ከቤቴል የመጣው ኦዛን፤ በበኩሩ አቢሮን መሰረታት እና  
በተረፈው ትንሹ በሮቹን አቆመ።

ወእግዚአብሔር፡ ሀሎ፡ ምስለ፡ ኢየሱስ፡ ወስሙ፡ ተሰምዐ፡ በኩሉ፡  
ምድር።

ወአቡሱ ደቂቀ እስራኤል በደለ ዐቢዩ፣ ወሰረቁ እምነ ዘተወህበ፣  
ወነሥኦ ኦካር ወልደ ካርሚ ወልደ ዘምብሪ ወልደ ዘራ እምነ ነገደ ደሁዳ  
እምነ ዘተወህበ፣ ወተምዕዐ እግዚአብሔር በመዐት ላዕለ ደቂቀ  
እስራኤል።

እና ኢየሱስ ሰዎቹን ወደ ጋይ ላከ፣ አርሱም በቤተል አቀራቢያ ነው፣  
እያለ፣ ጋይን ተሰልሎ። ወወጡ፣ እሙንቱ፣ ብእሲ፣ ወተስዐዩ፣ ለገይ።  
ወተመደጡ፣ ጎብ፣ ኢየሱስ፣ ወደቤልዎ፣ ጎቤሁ፣ ኢደዕረግ፣ ኩሎ፣ ሕዝብ፣ አላ፣  
ከመ፣ ክልኤቱ፣ ምእት፣ አው፣ ሠለስቱ፣ ምእት፣ ብእሲ፣ ደዕርግ፣ ወያጽብብዋ፣  
ለሀገር። ኢታዕርግ፣ ህዩ፣ ኩሎ፣ ሕዝብ፣ እስመ፣ ጎዳጣን፣ እሙንቱ። እና እንደ  
ሦስት ሺህ ሰዎቹ ወጡ፣ እና ከጋይ ሰዎቹ ፊት ሸሹ። እናም የጋይ ሰዎቹ  
ከእነርሱ ሰላሳስድስት ሰዎቹን ገደሉ፣ ከበሩ ጁምረው አሳደዷቸው፣  
በቁልቁለቱ ላይ ሰባበሯቸው፣ የሕዝቡም ልብ ደነገጠ፣ እንደ ውሃ ሆነ።

ወመረረ ኢየሱስ አልባሳቱን፣ ወወደቀ ኢየሱስ በመሬት ላይ በፊቱ  
በፊት እግዚአብሔር እስከ ምሽት፣ እርሱና አሮጊቶቹ የእስራኤል፣ ወጣሉ  
አፈርን በራሱቻቸው ላይ። ወደቤ ኢየሱስ፣ እለምን እግዚአ፣ ለምንት  
አሰገበ ገብርካ ሕዝብ ዝንቱ ዮርዳኖስ ከመ ያግብሉ ለአሞሬምስ ያጠፍኩ  
ለነ፣ ወእመ ነበርነ ወተቀመጥነ ጎብ ዮርዳኖስ። እና ምን እላለሁ እንደ  
እስራኤል አንገቱን ከጠላቱ ፊት ለፊት ቀየረ እና ከናካናዊ ሰሚዐ፣  
ወኩሎሙ እለ ደነብሩ በምድር፣ ደከብቡነ፣ ወያጠፉነ እምነ ምድር፣  
ወምንተ ታገብር ለስምከ ዐቢይ?

ወደቤ እግዚአብሔር ጎብ ኢየሱስ፣ ተነሥእ፣ ለምንት ዝንቱ አንተ  
ወደቅከ ዲብ ገጽከ። ጎጥኦ ሕዝብ ወተዐደወ ኪዳነ ዘአቀምኩ  
ጎቤሆሙ፣ ዘሰረቁ እምነ ዘተወደየ ወደዩ ውስተ ንዋዮሙ። እና  
የእስራኤል ልጆቹ በጠላቶቻቸው ፊት ለመቋቋም ይቸሉ አይሆንም፣  
በጠላቶቻቸው ፊት አንገታቸውን ይመልሳሉ፣ ምክንያቱም የተረገሙ  
ሆነዋል፣ የተረገሙን ከእናንተ መካከል ካላወገዳቸው ከእናንተ ጋር  
ደግሞ አልሆንም። ተነሥቶ አቅድስ ዘሕዝብ፣ ወእቤ ይተቀደሱ ጌሠም።  
ዘንተ ደብል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል፣ ርግመት ሀሎ  
ወስቱትክሙ፣ ኢትክሉ ትቀውሙ ቅድመ ፀርክሙ፣ እስከ ታወጽኩ

ዘርግመት አምኔክሙ። እናም ሁላችሁ በጠዋት እንደ ነገዶቻችሁ ትሰበሰባላችሁ፤ እግዚአብሔር የሚያሳዩውን ነገድ እንደ ቤተሰቦቹ ታቀርባላችሁ፤ እግዚአብሔር የሚያሳዩውን ቤተሰብ እንደ ቤቶቹ ታቀርባላችሁ፤ እግዚአብሔር የሚቀበለውን ቤት እንደ ሰዎቹ ታቀርባላችሁ። እና ማንም የሚታይ፣ በእሳት ይቃጠላል፣ እና ሁሉም የእርሱ ያለው፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ኪዳን ተላለፈ፣ እና በእስራኤል ውስጥ ሕገ-ወጥነትን አደረገ።

ወተንሥኦ በጽባሐ ኢየሱስ፣ ወአቅረበ ዘሕዝብ በነገድ፣ ወተርአየት ነገድ ይሁዳ። ወቀረበ በአሕዛብ፣ ወተገለጸ ሕዝበ ዘራኢ። ወቀረበ በሰብእ። እና አካር የዘምብሪ ልጅ የዘራ ልጅ ተገለጠ።

ወደቤሎ ኢየሱስ ለአካር፡ ሀብ ስብሐተ ዮም ለእግዚአብሔር አምላክ እስራኤል፡ ወሀብ ሳሩየ፡ ወንግረኒ ምንተ ገበርከ፡ ወኢትሳባእ እምኔየ። ወመለሰ አካር ለኢየሱስ፡ ወደቤ፡ በአማን አበስኩ በቅድመ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል፡ ከመዝ ወከመዝ ገበርኩ። ርኢኩ በውስተ ምርኮት ዐራቂተ ዘተለውነ፣ ወክልኤቱ ምእት ዲድራ-ከማ ዘብሩር፣ ወልሳነ አሐተ ዘወርቅ ኅምሳ ዲድራ-ከማ፣ ወአስተሐሰብኩ ሎሙ ነሣእኩ፣ ወናሁ እሙንቱ ተጎብኩ በውስተ ድንኳንየ፣ ወብሩር ተጎብኦ ታሕቲሆሙ። ወሰደደ፡ ኢየሱስ፡ መልአክተ፡ ወሮጹ፡ ውስተ፡ ድንኳን፡ ውስተ፡ ትዕይንት፡ ወእሉ፡ ኮነ፡ ሳቡአተ፡ ውስተ፡ ድንኳን፡ ወብሩር፡ ታሕቲቶሙ። እና ከድንኳን አወጡአቸው፣ እና ወደ ኢየሱስ እና ወደ እስራኤል ሸማግሌዎቻቸው አመጡአቸው፣ እና በእግዚአብሔር ፊት አኖሩአቸው።

ወወሰደ ኢየሱስ ዘአካር ወልደ ዘራ፣ ወአዕረገ ኪያሁ ውስተ ሸለቆ አኮር፣ ወደቂቁ፣ ወአዋልዲሁ፣ ወአጥባቢሁ፣ ወአንስሳተ ጽዋዕ ኪያሁ፣ ወኩሎ አባግዲሁ፣ ወድንኳን፣ ወኩሎ ንዋዩ፣ ወኩሎ ሕዝብ ምስሌሁ፣ ወአዕረገ ኪያሆሙ ውስተ ኤሜካኮር። ወደቤ፡ኢየሱስ፡ለአካር፡ምንተ፡ አጥፋኸነ፡ያጠፍአክ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡ዮም። ወበድን ወረገምዎ በድንጋይ ኩሉ እስራኤል፣ ወቆሙ ላዕሌሁ ክምረ ድንጋይ ዐቢየ፣ ወኅደገ

እግዚአብሔር ዘመንሱት ዘመቅሠፍት። በእነተ ዝንቱ ሰመዮ ኤሜካኮር እስከ ዘመዋዕል ዛቲ።

8

ወይቤ እግዚአብሔር ኅበ ኢየሱስ፡ አይትፍራህ ወአይትደንገጽ፡  
ንሣእ ምስሌክ ኩሎሙ ጎያላነ፡ ወተንሥክ ዕረግ ውስተ ጋይ፡ ናሁ  
ወሀብኩ ውስተ እዴክ ንጉሠ ጋይ ወምድሮ። ወትገብር፡ለጋይ፡በከመ፡  
ዘገበርከ፡ለኢያሪኮ፡ወለንጉሥ፡ዚአሃ፡ወምርኮተ፡አንስሳ፡ትዘምት፡ለርእስከ፡  
አቅም፡ደግሞ፡ለርእስከ፡ድብቀ፡ለሀገር፡እምድሳረ።

ተነሣ ኢየሱስ ወኩሉ ሕዝብ ተዋጋኪ ከመ ደዕርጉ ውስተ ጋይ።  
መረጸ ኢየሱስ ሠላሳ ኅበ ሺሕ ሰብእ ጎያላን በጎይል፤ ወፈነምሙ ሌሊት።  
እና አዘዘላቸው እንዲህ ብሎ፡ አንትም ከከተማዋ ኋላ ተደብቁ፤  
ከከተማዋ አትርቁ፤ እናም ሁላችሁም ዝግጁ ሁኑ። ወአነ፡ወኩሎሙ፡  
እለ፡ምስሌዩ፡ንቀርብ፡ኅበ፡ሀገር፡ወደከውን፡ከመ፡እንዘ፡ደወጽኩ፡እለ፡  
ደነብሩ፡ጋይ፡ለተቀብልነ፡በከመ፡ወቀዲሙ፡ወንሰውር፡እምገጸሙ። እና  
እንደሚወጡ ከኋላቸን፤ እናስወግዳቸው ከከተማው፤ እና ደላሉ፤ እነዚህ  
ከፊታቸን ይሸኹ፤ በዚያ መንገድ እንደ ቀድሞ። አንተም ግን ከድብቁ  
ትነሳላችሁ፤ እና ወደ ከተማዋ ትሄዳላችሁ። በዚህ ቃል መሠረት  
ታደርጋላችሁ፤ እነሆ አዘዘኋችሁ። እና ኢየሱስ ላካቸው፤ እና ወደ ድብቅ  
መጠበቂያው ሄዱ፤ እና በቤቴል እና በጋይ መካከል፤ ከጋይ ባሕር  
ተቀመጡ።

ወቀዲሙ፡ ተንሥክ፡ ኢየሱስ፡ በጽባሕ፡ ኅለዩ፡ ለሕዝብ፡ ወዐርጉ፡  
ውእቱ፡ ወአሳልጢሁ፡ በቅድመ፡ ገጽ፡ ለሕዝብ፡ ላዕለ፡ ጋይ። እናም ሁሉ  
ዘተዋጊ ሕዝብ ምስሌሁ ዐርጉ ፣ እናም እንዳሉ መጽኑ ተቃራኒተ ከተማ  
እምነ ምሥራቅ ። ወድብቁ፡ ዘሀገር፡ እምባሕር። ወሆነ እንደ ርእዩ  
ንጉሥ ጋይ፤ አፍጠነ ወወጽኦ ለመቃብሎሙ በቅድሚያ ለውግኦ፤ ውእቱ  
ወኩሉ ሕዝብ ዘምስሌሁ፤ ወውእቱ ኢያእመረ እስመ መሰውር ሎቱ ሀሎ  
ድሳረ ሀገር። ወርእዩ፡ወተመደጠ፡ኢየሱስ፡ወእስራኤል፡እምገጸሙ።  
ወተከተሉ፡ድሳረ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ወእሙንቱኒ፡ተመደጡ፡እምሀገር።

በጋይ ውስጥ ከእስራኤል በኋላ ያልተከተለ አንድም ሰው አልተተወም፤ ከተማዋን ክፍት አድርገው ትተው ከእስራኤል በኋላ ተከተሉ።

እና እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ አለ፤ እጅህን በእጅህ ያለውን ጦር ወደ ከተማዋ ዘርጋ፤ ምክንያቱም ወደ እጅቸህ አስረክቤያታለሁ፤ እና ድብቅ ጦሩ ከቦታቸው በፍጥነት ይነሳሉ። እና ኢየሱስ እጁን ጦሩን ወደ ከተማዋ ዘረጋ። እና እቱ ድብቅ ተነሥኩ በፍጥነት እምነ ቦታሳቡክ፤ እና ወፅኦ መዓዜ ዘርጋ እቱ እድ፤ እና በኩ ውስተ ከተማ፤ እና ያዙኃ፤ እና ፈጥነው አቃጠሉ ከተማ በአሳት። እናም የጋይ ነዋሪዎቹ ወደ ኋላ ቀ ተመለከቱ፤ እና ከከተማዋ ወደ ሰማይ የሚወጣ ጢስ አዩ፤ እናም ወደዚህ ወይም ወደዚያ የሚሸጡበት ቦታ አልነበራቸውም። ወኢየሱስ፡ ወኩሉ፡እስራኤል፡ርኢዩ፡አስሙ፡ነሥኩ፡እለ፡ድልው፡ሀገረ፡ወእስሙ፡ዐርገ፡ ጢስ፡ሀገር፡ውስተ፡ሰማይ፡ወእንዘ፡ይመደጡ፡መቱ፡ሰብኩ፡ጋይ። እነዚህም ከከተማዋ ወጥተው ወደ ስብሰባ ሄዱ፤ በሰፈሩ መካከል ተበታተኑ፤ እነዚህ ከዚህ እና እነዚህ ከዚህ፤ እነርሱንም መቱ እስከ ከእነርሱ የተደኖ እና የተሸሸገ እስከማይተው ድረስ። ወመልአከ፡ገይ፡ያዙ፡ሕያው፡ ወአምጽኩ፡ኪያሁ፡ኅቡ፡ኢየሱስ።

እና እንደ ቆሙ ደቂቀ እስራኤል ሰዓሪሆሙ ለኩሎሙ እለ በገይ፤ ወእለ በገዳማት፤ ወበደብር ላዕለ መውረድ፤ ኅበ ተከዩ ሎሙ እምኔሃ እስከ ፍጻሜ፤ ተመደጠ ኢየሱስ ውስተ ገይ፤ ወመቶሙ በአፈ ሰይፍ። ወሆኑ፡እለ፡ወደቁ፡በይአቲ፡ዕለት፡እምብእሲ፡ወእስከ፡ብእሲት፡ዐሥሩ፡ ወክልኤቱ፡አሕዛብ፡ኩሎሙ፡እለ፡ይነብሩ፡ጋይ። ከነገር ግን የከተማዋ ምርኮዎቹ ሁሉ፤ የእስራኤል ልጆቹ ለራሳቸው የዘረፉትን፤ እግዚአብሔር ለኢየሱስ እንደ አዘዘው፤ በእግዚአብሔር ትእዋዝ ነበር።

እና ኢየሱስ ከተማዋን በአሳት አቃጠለ፤ የማይኖርበት ክምር ለዘላለም አደረጋት እስከ ዛሬ ድረስ። እናም የጋይን ንጉሥ በመንታ ዛፍ ላይ አንጠለው፤ በዛፍ ላይ እስከ ምሽት ድረስ ነበረ፤ ፀሐይም እየጠለቀቸ ኢየሱስ አዘዘ፤ ሥጋውን ከዛፍ አወረዱ፤ ወደ ፖድጓድ ጣሉት፤ እስከ ዛሬ ድረስ የድንጋይ ክምር አቆሙለት።

እንደ ሰሙ ነገሥተ አሞራውያን አለ በማዶ ዮርዳኖስ፣ አለ በተራራማ፣ ወአለ በሜዳ፣ ወአለ በኩሉ ያባሕር ዳርቻ ታላቅ፣ ወአለ ወደ እንቲሊባኖስ፣ ወኬጣውያን፣ ወከናናውያን፣ ወፌሬዛውያን፣ ወኤዋውያን፣ ወአሞራውያን፣ ወጌርጌሳውያን፣ ወኢያቡሳውያን፣

ሁሉም በአንድ ጊዜ ኢየሱስንና አስራኤልን ለመዋጋ አንድ ላይ ተሰብሰቡ።

ወአለ፡ ይነብሩ፡ ገባዎን፡ ሰምዑ፡ ኩሎ፡ ዘገብረ፡ እግዚአብሔር፡ ለኢያሪኮ፡ ወለጋይ። ወገብሩ፡እንከ፡እሙንቲ፡ምስለ፡ተንኩል፡ወመጸኦሙ፡ አዘዙ፡ወአስተዳለዉ፡ወነሲኦሙ፡አስካላተ፡ዐቲቃተ፡ላዕለ፡መንክበሙ፡ ወዘቅቃተ፡ወደን፡ዐቲቃተ፡ወዘተቀደዳ፡ዘተአሰራ። እና የእነርሱ የጫማዎች ባዶ ክፍሎች፣ እና የእነርሱ ሳንዳሎች በእግሮቻቸው አሮጌ እና የተጠጉ፣ እና የእነርሱ ልብሶች ከላያቸው የተበላሹ፣ እና የእነርሱ የምግብ ዳቦ ደረቅ እና ሻጋታ እና የተፈራረሰ ነበረ።

ወመጡ ወደ ኢየሱስ ወደ ምዕራፍ አስራኤል ወደ ጊልጋል፣ ወተናገሩ ወደ ኢየሱስ ወአስራኤል፡ ከረቅ ምድር መጣን፣ ወአሁን ከአኛ ጋር ኪዳን ግቡ። እና የአስራኤል ልጆች ለኮራዊው አሉ፡ ተመልከት፣ በእኔ ውስጥ ትኖራለህ፣ እንዴት ከአንተ ጋር ቃል ኪዳን አሰራለሁ? ወይቡ ኅበ ኢየሱስ፡ አግብርትከ ንሐነ፡ ወይቤሎም ኢየሱስ፡ እምአይቱ ትኩት፡ ወእምአይቱ መጻእክሙ። እናም አሉ፡ ከ መሬት በጣም ርቀው መጥተዋል ባሪያዎችህ በ እግዚአብሔር አምላክህ ስም፤ ሰማንም ስሙን እና ብዙ ያደረገውን በ ግብጽ እና ምን ያህል አደረገ ለነገስታት የአሞራውያን እነዚያ ነበሩ ማዶ ዮርዳኖስ፣ ለሲሆን ንጉሥ የአሞራውያን፣ እና ለአግ ንጉሥ የባሳን፣ አሱኖረ በአስታሮት እና በኤድሬኪ። ወሰሚዎሙ ደቤሉን ሊቃናትነ ወኩሎሙ አለ ይነብሩ ምድረን እንዘ ይብሉ፡ ንሥኩ ለክሙ መብልዕ ለመንገድ፡ ወሑሩ ለተቀባልኖሙ፡ ወትብሉ ኅቤሆሙ፡ አግብርቲከ ንሐነ፡ ወይእዜኒ ግበሩ ለነ ኪዳን። እነዚህ እንጂራዎች ሙቀተኞች አያሉ አቅርባናቸው በወጣንበት ቀን ወደ እናንተ ለመምጣት፣ አሁን ግን ደረቁ እና የበሉ

ሆነዋል። እና እነዚህ የወይን አስኮቾች እነ አዲስ የሞላናቸው፣ እና እነዚህ ተሰብረዋል፣ እና ልብሶቻችን እና ጫማዎቻችን ከብዙ መንገድ በጣም ተበላሽተዋል።

ወነሣዑ መላእክተ ዘመግብሮሙ፤ ወለእግዚአብሔር ኢሰክልዎ። ወገበረ ኢየሱስ ጎበ እሙንቱ ሰላመ፤ ወአቀሙ ጎበ እሙንቱ ኪዳነ ለማድኅኖሙ፤ ወመሐሉ ሎሙ መላእክተ ማኅበር።

ወሆነ፡ ድኅረ፡ ወላስቱ፡ መዋዕል፡ ድኅረ፡ ገቢሮሙ፡ ኪዳነ፡ ሰምዑ፡ እስመ፡ እምቅርቦሙ፡ ውእቶሙ፡ ወእስመ፡ ምስሌሆሙ፡ ይነብሩ። ወተነሥኡ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወመጽኡ፡ ውስተ፡ አህጉሪሆሙ። ወአህጉሪሆሙኬ፡ ገባዖን፡ ወከፊራ፡ ወቤሮት፡ ወአህጉረ፡ ያሪን። ወአይተዋጉ፡ ሎሙ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ እስመ፡ መሐሉ፡ ሎሙ፡ ኩሎሙ፡ መላእክት፡ በእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ወአንገጦርገጦረት፡ ኩላ፡ ማኅበር፡ ላዕለ፡ መላእክት።

ወይቡ መሳፍንት ለኩሉ ተዓይን፡ ንሕነ መሐልነ ሎሙ በእግዚአብሔር አምላክ እስራኤል፡ ወይእዜኒ ኢንክል ለመንሳክ እሙንቱ። ይህን እናደርጋለን፤ እነርሱን በሕይወት እንደዛቸዋለን፤ እናቆያቸዋለንም፡ እናም ቁጣ በእኛ ላይ አይወርድም በዚያ መሐለ ምክንያት፤ ለእነርሱ የማለፍነው። ደኖራሉ፤ እና ለሁሉ ጉባኤ እንጨት ቆራጮችና ውሃ ተሸካሚዎች ይሆናሉ፤ እንደ መሪዎቹ ላቸው እንዳሉት።

እና ኢየሱስ እነርሱን አንድላይ ጠራ፤ እና ወደ እነርሱ አለ፡ ለምን አታለላችሁኝ እያላችሁ፡ ከአንተ በጣም ርቀን ነን፤ እናንተ ግን በእኛ ውስጥ ከሚኖሩት ጎረቤቶቻችሁ? እና አሁን የተረገማችሁ ናችሁ፤ ከእናንተ ባሪያ አይጠፋም፤ ወይም እንጨት ቆራጭ፤ ወይም ውሃ ተሸካሚ ለእኔ እና ለእግዚአብሔራ። እናም ለኢየሱስ መለሱ እንዲህ ብለው፡ ትታ አምላክህ ለባሪያው ለሙሴ ይህችን መራት ለእናንተ ለመስጠት እና እኛንና በእሷ ላይ የሚኖሩትን ሁሉ ከፊታችሁ ለማጥፋት ምን ያህል እንዳዘዘ ተነገረን። ከፊታችሁ ስለ ነፍሳችን በጣም ፈራን፤

ስለዚህ ይህን ነገር አደረግን። እና አሁን እነሆ እኛ ለአናንተ ተገዢዎች ነን፤ እንደሚያስደስታቸው እና እንደሚመስላቸው ለእኛ አድርገን።

እና እንደዚህ አደረግላቸው፤ እና ኢየሱስ በዚያ ቀን ከእስራኤል ልጆች እጆች አዳነኩቸው፤ እና አልገደሏቸውም። ወአቆሙ፡አሙንቱ፡ ኢየሱስ፡በይክቲ፡ዕለት፡መቄጽልተ፡ዕፀው፡ወሐማልተ፡ማይ፡ለኩሉ፡ተጋባእ፡ ወለመሥዋዕተ፡አምላክ። በእንተ፡ዝንቱ፡ኮኑ፡አለ፡ይነብሩ፡ገባዎን፡ መቄጽልተ፡ዕፀው፡ወሐማልተ፡ማይ፡ለመሥዋዕተ፡አምላክ፡አስከ፡ዮም፡ ወውስተ፡ቦታ፡ዘይኅርይ፡አግዚአብሔር።

10

ወእንዘ ሰምዐ አዶኒበዜክ ንጉሠ ኢየሩሳሌም ከመ ነሥኦ ኢየሱስ ለጋይ ወአጥፋ ኪያሃ በከመ ገብሩ ለኢያሪኮ ወለንጉሣ እንከ ከማሁ ገብሩ ለጋይ ወለንጉሣ ወከመ ተሰደዱ እለ ደነብሩ ጊቤዎን ኅበ ኢየሱስ ወኅበ እስራኤል እና ከእነርሱ በጣም ፈሩ፤ ምክንያቱም ጊቤዎን ታላቅ ከተማ እንደ አንዲት ከመንግሥታዊ ከተሞች እንደሆነች ያውቅ ነበር፤ እና ሁሉም ሰዎቿ ጠንካራዎች ነበሩ። ወፈነው፡ አዶኒበዜክ፡ ንጉሠ፡ ኢየሩሳሌም፡ ኅበ፡ ኤላም፡ ንጉሠ፡ ኬብሮን፡ ወኅበ፡ ፊዶን፡ ንጉሠ፡ ኢየራሙት፡ ወኅበ፡ ኢየፍታ፡ ንጉሠ፡ ላኪስ፡ ወኅበ፡ ዳቤን፡ ንጉሠ፡ ኦዶላም፡ እንዘ፡ ደብል። ኑ፤ ወደ እኔ ወጡ፤ ርዱኛ፤ እና ገብዎንን እንዋጋ፤ ምክንያቱም ወደ ኢየሱስ እና ወደ የእስራኤል ልጆች ሸሹ። እናም አምስቱ የኢየሱሳውያን ነገሥታት፤ ንጉሠ ኢየሩሳሌም፤ ንጉሠ ኬብሮን፤ ንጉሠ ኢየሪሙት፤ ንጉሠ ላኪስ፤ ንጉሠ ኦዶላም፤ እነርሱና ኩሉ ሕዝቦምም ወደ ላይ ሄዱ። ጋባዎንንም ከበቡ፤ ተዋግኩዋልም።

እነዚያ በገብዎን የሚኖሩት ወደ ኢየሱስ ወደ እስራኤል ሰፈር ወደ ጌልጋላ ላኩ እንዲህ ብለው፡ እጆቻህን ከአገልጋዮቻህ አትልቀቅ፤ በፍጥነት ወደ እኛ ውጣ እና እኛን ርዳን እና አድነን፤ ምክንያቱም በተራራማው የሚኖሩት የአሞራዎች ነገሥታት ሁሉ ላይ ነ ተሰብስበዋል። ወወጣ፡ኢየሱስ፡አምገልጋል፡ውክቱ፡ወኩሉ፡ሕዝብ፡ ተዋጋኢ፡ምስሌሁ፡ኩሉ፡ኃያል፡በኅይል።

ወአመ፡ እግዚአብሔር፡ ኅብ፡ ኢየሱስ፡ ኢትፍራሆሙ፡ አስመ፡ ውስተ፡ እደዊከ፡ አግባእኩሙ፡ ወአልቦ፡ ዘይትረፍ፡ እምኔሆሙ፡ ቅድሚካሙ።

እና ኢየሱስ በድንገት ላይቸው ስለመጣ፣ ሙሉውን ሌሊት ከገልጋል ገብቷል። እና ጌታ ከእስራኤል ልጆች ፊት እነርሱን አደናገራቸው፣ እና ጌታ በጊቤዖን በታላቅ መቀጠቅጠት እነርሱን ቀጠቀጣቸው፣ እና በቤተ ሆሮን መውጫ መንገድ እነርሱን ተከታተሏቸው፣ እና እስከ አዜቃ እና እስከ መቄዳ እነርሱን ቆረጧቸው። በእነርሱ ከእስራኤል ልጆች ፊት በሆሮኒም መውረጃ በሚሸሹበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር ከሰማይ የበረዶ ድንጋዮችን እስከ አዜቃ ድረስ ላቸው ጣለ፣ እናም በበረዶ ድንጋዮች የሞቱት ከእስራኤል ልጆች በጦርነት በሰይፍ ከገደሏቸው የበለጠ ብዙ ሆኑ።

ከዚያ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ተናገረ፣ በዚያ ቀን እግዚአብሔር የአሞራውያንን በእስራኤል አጅ ባስረከበበት፣ በገባዖን ሲሰብራቸው፣ እና ከእስራኤል ልጆች ፊት ተሰባብረው፣ ኢየሱስም አለ፣ ፀሐይ በገባዖን ትቁም፣ እና ጨረቃም በአያሎን ሸለቆ። ወቆመ፡ ፀሐይ፡ ወወርሃ፡ በቆመት፡ እስከ፡ ተከላከለ፡ አምላክ፡ ጸላእቶሙ፡ ወቆመ፡ ፀሐይ፡ በማእከለ፡ ሰማይ፡ ወኢሖረ፡ ወደ፡ ምዕራብ፡ እስከ፡ መጨረሻ፡ ዕለት፡ አሐቲ፡። ወአይሆነም፡ ቀን፡ እንደዚህ፡ አይቀድሞም፡ አይመጨረሻም፡ እስከ፡ አምላክ፡ ሰውን፡ ሰማ፡ ምክንያቱም፡ እግዚአብሔር፡ ከእስራኤል፡ ጋር፡ አብሮ፡ ተዋጋ። ወሰደዱ እሙንቱ ኅምስቱ ነገሥት አሉ፣ ወተኅብኩ ውስተ ውክቱ ዐዘቅት ዘበመቄዳ። እና ለኢየሱስ ተነገረ እያሉ፡ እነዚያ አምስት ነገሥታት በመቄዳ ባለው ዋሻ ውስጥ የተደበቁ ተገኝተዋል። ወይቤ ኢየሱስ፡ አክዕብዎ አእባነ ላዕለ አፈ ዝክተ ዐቆቡ፡ ወአቅምዎ ሰብአ ደዕቀቡ ላዕሌሆም። አንትም ግን አትቁሙ፣ ከጠላቶቻቸው ኋላ እየተከታተላቸው፣ የኋላ ጥበቃቸውን ያዙ፣ እና ወደ ከተሞቻቸው እንዲገቡ አትፍቀዱ፣ ጌታ አምላካችን እነርሱን ወደ አጅቻችን አስረከበ። ወሆነ እንዘ ዐረፈ ኢየሱስ ወኩሉ ወልደ እስራኤል እንዘ ደቀጥልዎሙ ቀጥለተ ዐቢየ ጥቀ እስከ ፍጻሜ፡ ወእለ ተርፏ ተደኅኑ ውስተ አህጉር ጽኑዓት።

ወተመደጠ ኩሉ ሕዝብ ኅብ ኢየሱስ ውስተ መቄዳ ጤናውያን፤  
ወከሐዱኒ እምውሉደ እስራኤል ኢግራሪ በልሳኑ።

ወአለ፡ ኢየሱስ፡ ክፈቱ፡ ዋሻ፡ ወከውጽኡ፡ ኅምስቱ፡ ነገሥት፡ እሉ፡  
እምዋሻ፡ ወከውጽኡ 0ሠርተ ክምስተ ነገሥተ እምውስተ 0ዘቅት፡  
ንጉሠ ኢየሩሳሌም፡ ወንጉሠ ኬብሮን፡ ወንጉሠ ኢዴሪሙት፡ ወንጉሠ  
ላኪስ፡ ወንጉሠ ኦዶላም፡ ወእምዘ ክውጽእምሙ እሙንቱ ኅብ ኢየሱስ፤  
ወጸው0 ኢየሱስ ኩሎ እስራኤል ወእለ ደጂምሩ ዘውግእ እለ የሐውሩ  
ምስሌሁ፡ እንዘ ደብሎሙ፡ ሑሩ ቅድመ ወሥዩ እገሪክሙ ላዕለ  
ክዕናቂሆሙ፡ ወቀሪቦሙ ሠየሙ እገሪሆሙ ላዕለ ክዕናቂሆሙ፡፡  
ወደላቸውን ኢየሱስ ወደ እነርሱ፡ ክትፍሩክቸው፤ ወደም ክትደንግጡ፤  
ተመኑ ወጽንዑ፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁሉ ጠላቶቻቸሁ እንደዚህ  
ያደርጋል፤ እነዚያ እናንተ የምትዋጋቸው፡፡ ወቀተሎሙ፡ኢየሱስ፡  
ወሰቀሎሙ፡ላዕለ፡ኅምስቱ፡ዕፀው፡ወሀለዉ፡ሰቁላነ፡ላዕለ፡እሙንቱ፡ዕፀው፡  
እስከ፡ሰርክ፡ ወሆነ ወደ ፀሐይ ምዕራብ፤ ክዘዘ ኢየሱስ፡ ወከወረዱክቸው  
ከእንጨቶቹ፤ ወወረወራቸው ወደ ዋሻው፤ ወደዚያ የሸሹበት፤  
ወክንከባለሉ ድንጋዮቹን በዋሻው በላይ እስከ ዛሬ ቀን፡፡

እና ለመቄዳ ነሣዑ በደእቲ ዕለት ፤ ወቀተልዋ በክፈ ሰይፍ ፤  
ወክጥፍክዋ ኩሎ ዘይትነፈስ ዘሀሎ ውስቴታ ፤ ወክልበ ዘተጎደገ  
ውስቴታ ዘተድህነ ወዘተርፈ ፤ ወገብሩ ለንጉሠ መቄዳ በከመ ገብሩ  
ለንጉሠ ኢያሪቦ ።

ወሄደ ኢየሱስ ወኩሉ እስራኤል ምስሌሁ እምነ መቄዳ ውስተ  
ሌብና፤ ወክሐዘ ሌብና፡፡ እና እግዚአብሔር ክስረከባት ወደ እጁቸ  
እስራኤል ፤ እና ወሰዱክት ፤ እና ንጉሢን ፤ እና ገደሉክት በሰይፍ ክፍ ፤ እና  
ሁሉንም የሚተነፍስ ነገር በውስጧ ፤ እና ክልተተወም በውስጧ የተረፈ  
እና የማመለጠ ፤ እና ክደረጉ ለንጉሢ በዚያ መንገድ ክደረጉ ለንጉሠ  
ኢያሪቦ ።

ወሄደ ኢየሱስ ወኩሉ እስራኤል ምስሌሁ እምሌብና ውስተ ላኪስ፤  
ወክጎዘ ወክጸቀጠ፡፡ ወክግበክ እግዚአብሔር ላኪስ ውስተ ክደው

እስራኤል። ወነሥኩ ኪያሃ በመዓልት ካልአት፣ ወቀተልዋ በአፈ ሰይፍ፣ ወአጥፍአዋ ኪያሃ፣ በከመ ገብሩ ለሌብና። ከዚያ ኤላም የገዘር ንጉሥ ላኪሰን ለመርዳት ወጣ፤ ኢየሱስም እርሱንና ሕዝቡን በሰይፍ አፍ መታቸው፤ የተረፈም ሆነ የተሸሸገ ከእነርሱ እስከማይቀር ድረስ።

ወሄደ ኢየሱስ ወኩሉ እስራኤል ምስሌሁ እምላኪስ ውስተ ኦዶላም፣ ወአዐርጎ ላዕሌሃ ወተዋግኦ ላዕሌሃ። እና እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣት በእስራኤል እጅ፣ እና ወሰዷት በዚያ ቀን፣ እና ገደሏት በሰይፍ አፍ፣ እና ኩሉ የሚተነፍስ በጥፋት ገደሉ፣ በዚያ መንገድ ለላኪስ አደረገ።

ወሐረ፡ኢየሱስ፡ወኩሉ፡እስራኤል፡ምስሌሁ፡ውስተ፡ኬብሮን፡ወዐጻፋ፡ ኪያሃ። እና መታቷት በሰይፍ አፍ፣ እና ሁሉ የሚተነፍስ ነገር በእሷ የነበረ፣ የተረፈ አልነበረም፣ በዚያ መንገድ ኦዶላምን እንደ አደረገ፣ አጠፏት፣ እና በእሷ የነበረ ሁሉ።

ወመለሰ ኢየሱስ ወኩሉ እስራኤል ውስተ ደቢር፣ ወተቀመጡ በዙሪያሃ። ወሰድዋ ለእሷ፣ ወለንጉሣ፣ ወለመናድራ፣ ወመትዋ በአፈ ሰይፍ፣ ወአጥፍዋ ኩሎ፣ ወኩሎ ዘይተነፈስ በውስቴታ፣ ወኢጎደግዋ ዘተረፈ፣ በከመ ገብሩ ለኬብሮን ወለንጉሣ፣ ከማሁ ገብሩ ለዳቢር ወለንጉሣ።

እና ኢየሱስ መታ ሁሉን የተራራማዋን ምድር፣ እና ነገብን፣ እና ሜዳውን፣ እና አሴዶትን፣ እና ነገሥታቶቿን፣ ከእነርሱ የተረፈን አልተወም፣ እና የሚተነፍስ ሁሉን ነገር አጠፋ፣ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል እንደ አዘዘው። ከካዴሽ ባርኔ እስከ ጋዛ፣ ሁሉን የጎሴም እስከ ጊቤዖን። ወኩሎሙ፡ነገሥቶሙ፡ወምድሮሙ፡መቶ፡ኢየሱስ፡በአሐቲ፡ጊዜ፡ እስመ፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡እስራኤል፡ተቃተለ፡ምስለ፡እስራኤል።

እንደ ያቢስ የአሶር ንጉሥ ሰማ፣ ወደ ዮባብ የማሮን ንጉሥ፣ እና ወደ የስሞን ንጉሥ፣ እና ወደ የአዚፍ ንጉሥ ላከ። ወወደ ነገሥት እለ በሲዶና

ታዕይንት፣ ውስተ ተራራ ውውስተ ዐረባ ቅድመ ከኔሮት፣ ውውስተ ገደል፣  
ውውስተ ፌናኤዶር። ወወደ የባሕር ዳርቻ ከነዓናውያን ከምሥራቅ፣  
ወወደ የባሕር ዳርቻ አሞራውያን፣ ወኬጣውያን፣ ወፌራዛውያን፣  
ወየቤሱሳውያን በተራራ፣ ወሌዋውያን፣ ወበሌርሞን ወደ ምድረ  
ማሴማ። ወወዱ አሙንቱ ወነገሥቶሙ ምስሌሆም፣ በከመ አሸዋ ባሕር  
በብዝሃ፣ ወአፍራስ ወመራኩብ ብዙኃን ጥቀ። እና እነዚህ ንጉሳን ሁሉ  
አንድ ላይ ተሰብሰቡ፣ እና በአንድነት መጡ፣ እና በማሮን ውሃ ላይ ተሰፈሩ  
እስራኤልን ለመዋጋት።

እና እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ አለ፣ ከእነርሱ ፊት አትፍራ፣  
ምክንያቱም ነገ በዚህ ሰዓት እኔ የተሸነፉትን እነርሱን በእስራኤል ፊት  
እሰጣለሁ፣ ፈረሶቻቸውን ተቆርጣለሁ፣ እና ሰረገሎቻቸውን በእሳት  
ታቃጥላለሁ። ወመጽአ ኢየሱስ ወኩሉ ሕዝብ ተዋጋኢ ላዕሌሆም ኅበ  
ማየ ማሮን ፍጡነ፣ ወወደቁ ላዕሌሆም በደብር። እና እግዚአብሔር  
እነርሱን ለእስራኤል ከአጅ ስር አሳልፎአቸው፣ እና እየመቱአቸው አስከ  
ታላቋ ሲዶን፣ እና አስከ ማሴሮን፣ እና አስከ የማሶክ ሜዳዎቹ በምስራቅ  
ተከታትለዋቸው፣ እና ቆረጧቸው አስከ የተረፈ ሰው ከእነርሱ  
እንዳይቀር። ወገብረ፡ሎሙ፡ኢየሱስ፡በዘ፡ኩነ፡ኤ፡አዘዘ፡ሎቱ፡  
እግዚአብሔር፡አፍራሲሆሙ፡ቈረጸ፡ወመራኩቢሆሙ፡አውዐየ፡በእሳት።

ወተመደጠ ኢየሱስ በደከቲ ጊዜ ወአኅዘ አሰርሃ ወንጉሣ ። አሰር  
ድማ ቀዳሙ ትመልክ ኩሎን እማንቱ መንግሥታት ነበረት ። እና ገደሉ  
ኩሎ ዘይትነፈስ በዛቲ በሰይፍ፣ ወአጥፍኩ ኩሎ፣ ወአልተተረፈ በዛቲ  
ዘይትነፈስ፣ ወለሐጾር አውዐይዋ በእሳት። ወኩሎን፣ አህጉረ፣  
መንግሥታት፣ ወነገሥቲሆሙ፣ ነሥኦ፣ ኢየሱስ፣ ወቀተሎሙ፣ በአፈ፣  
ሰይፍ፣ ወአጥፍኩ፣ ሎሙ፣ በከመ፣ አዘዘ፣ ሙሴ፣ ገብረ፣ እግዚአብሔር።  
ግን እስራኤል ሁሉንም የተመሸጉ ከተሞቹ አላቃጠለም፣ ከአሰር ብቻ  
በስተቀር አቃጠለ። ወኩሎ፡ዘምርኮታ፡ኣመዘበዙ፡ለርእሶሙ፡ደቂቀ፡  
እስራኤል፡ወለኩሎሙ፡ኣጥፍኩ፡በአፈ፡ሰይፍ፡እስከ፡ኣጥፍኩሙ፡ወኢ፡  
ኣተረፉ፡እምኔሆሙ፡ዘኢ፡ዘይትነፍስ። በዘ መንገድ አዘዘ እግዚአብሔር  
ለሙሴ ለገብሩ፣ እና ሙሴ በተመሳሳይ አዘዘ ለኢየሱስ፣ እና እንደዚህ  
ገበረ ኢየሱስ፣ አልተላለፈም ምንም ነገር እምኩሉ ዘአዘዘ ለእሱ ሙሴ።

እና ኢየሱስ ሁሉን የተራራማውን ምድር፣ ሁሉን የነገብን ምድር፣  
ሁሉን የጎሴምን ምድር፣ የሜዳማውን፣ የምዕራቡን፣ የእስራኤልን ተራራ  
እና የዝቅተኛውን ወሰደ። ወደ ተራራው ከተራራ ከልካ፣ እና  
የሚወጣው ወደ ሴኢር፣ እና እስከ ባላጋድ፣ እና ሜዳሞቹ የሊባኖስ  
በተራራው በክርሞን፣ እና ሁሉንም ነገሥታቶቻቸውን ወሰደ፣ እና አጠፋ፣  
እና ገደለ። ውብዙጋ፣ መዋዕለ፣ ገብረ፣ ኢየሱስ፣ ውግክ፣ ምስለ፣ እሙንቱ፣  
ነገሥት።

ወአልነበረ፣ ከተማ፣ ዘአልወሰደ፣ እስራኤል፣ ኩሎ፣ ወሰዱ፣ በውግክ።  
ምክንያቱም በእግዚአብሔር ሆነ የእነርሱን ልብ ለማጠንከር ወደ  
ጦርነት ከእስራኤል ጋር እንዲገናኙ፣ እንዲጠፉ፣ ምሕረት  
እንዳይሰጣቸው፣ ነገር ግን እንዲጠፉ፣ እግዚአብሔር ለሙሴ  
እንደተናገረው።

ወመጽአ ኢየሱስ በዝ ጊዜ፣ ወአጥፍአ ዘዓናቂምሃ እምተራራ፣  
እምከብሮን፣ ወእምዳቢር፣ ወእምአናበት፣ ወእምኩሉ ይሁዳ ምስለ  
አህጉሪሆሙ፣ ወአጥፍአ ሎሙ ኢየሱስ። አናቂም ከእስራኤል ልጆቹ  
አልተረፈም፣ ነገር ግን በጋዛ፣ በጌት እና በአሸልዶ ተረፈ።

እና ኢየሱስ ሁሉን ምድር ወሰደ፣ እንደ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደ  
አዘዘው፣ እና ኢየሱስ ለእስራኤል በርስት በነገዶቻቸው ክፍፍል እነርሱን  
ሰጣቸው፣ እና ምድሪቱ ከጦርነት አረፈች።

12

እና እነዚህ የምድር ነገስታት፣ የእስራኤል ልጆቹ የገደሏቸው እና  
የእነርሱን ምድር ከዮርዳኖስ ማዶ ከፀሐይ ምስራቅ ከኦርኖን ሸለቆ እስከ  
ሄርሞን ተራራ እና ሁሉንም የዓረብ ምድር ከምስራቅ የወረሱት ናቸው።  
ስሌሞን፣ መንግሥተ፣ አሞራውያን፣ ዘይነብር፣ በሔስቦን፣ ዘይገዝእ፣  
እምአርኖን፣ እንተ፣ ደኦት፣ በውስተ፣ ቂላ፣ በከመ፣ ክፍል፣ ዘቂላ፣  
ወመንፈቀ፣ ዘገላአድ፣ እስከ፣ ያበቅ፣ አድባረ፣ ደቂቀ፣ አሞን። ወአራብ  
እስከ ባሕረ ኪነሬት በምሥራቅ፣ ወእስከ ባሕረ አራብ፣ ባሕረ ጨው

እምምሥራቅ፡ መንገድ በአሴሞት፡ እምቴማን በአሴዶት ፋስጋ። እና ኦግ  
ንጉሠ ባሻን ተረፈ እምነ ግዙፋን፡ ዘይነብር በአስታሮት ወበኤድሬኪ።  
መሪ ከሄርሞን ተራራ እና ከሴካይ፡ እና ሁሉ ባሻን እስከ የገርጌሲ  
ድንበሮች፡ እና ማኪ፡ እና የገላድ ግማሽ የሲሆን ንጉሥ የሄሸባን  
ድንበሮች። ሙሴ ገረድ ጎይታ እና ወላጆች እስራኤል መቱአቸው፡ እና  
ሙሴ በርስት ለሮቤል፡ ለጋድ፡ እና ለግማሽ ነገድ ምናሴ ሰጣት።

እና እነዚህ ነገሥታት አሞራውያን ዘቀተለ ኢየሱስ ወደቁቀ  
እስራኤል በማዶ ዮርዳኖስ ከባሕረ ባላጋድ በሜዳ ሊባኖስ እስከ ተራራ  
ኬልካ እየወጡ ወደ ሴኪር፤ ወሰጠ ኢየሱስ ለነገዶች እስራኤል  
ለመውረስ እንደ ድልድላቸው። በተራራው ውስጥ፡ በሜዳው ውስጥ፡  
በዓራብ ውስጥ፡ በአሴዶት ውስጥ፡ በምድረ በዳው ውስጥ፡ እና በነገብ፡  
የኬታውያንን፡ የአሞራውያንን፡ የከናናውያንን፡ የፌሬዛውያንን፡  
የኤዋውያንን፡ እና የኢያቡሳውያንን።

ንጉሠ ኢያሪኮ ወንጉሠ ጋይ እንተ ሀሎ ቅሩብ ቤተኤል። ንጉሠ፡  
ኢየሩሳሌም፡ ንጉሠ፡ከብሮን፡ ንጉሠ ኢዬሪሙት፡ ንጉሠ ላኪስ፡ ንጉሠ  
አደላም፡ ንጉሠ ገዘር፡ ንጉሠ ዳቢር፡ ንጉሠ ጋደር፡ ንጉሠ ሄርማት፡ ንጉሠ  
አደር፡ ንጉሠ ሌብና፡ ንጉሠ ኦዶላም፡ ንጉሥ ሄደ። ንጉሠ ታፎውት፡  
ንጉሠ ኦፊር፡ ንጉሠ ኦፊክ ዘአሮክ። ንጉሠ አሶም፡ ንጉሠ ሲሞዶን፡  
ንጉሠ ማምብሮት፡ ንጉሠ አዚፍ። ንጉሠ ቃዴሽ፡ ንጉሠ ዘሐቅ፡ ንጉሠ  
ማሬዶት፡ ንጉሠ ኢዬቆም ዘከርሜል፡ ንጉሠ ኦዶላም ዘፌኔአዶር፡ ንጉሠ  
ጌኪ ዘገሊላያ። ንጉሠ ጥርጻ፡ ኩሎሙ አሙንቱ ነገሥት ዕሥራ  
ወትስዓቱ።

ወ ኢየሱስ ሸማግሌ ዘቀደመ በዕለታት ፡ ወ ተናገረ እግዚአብሔር  
ጎበ ኢየሱስ ፡ አንተ ቀደምከ በዕለታት ፡ ወ ምድሩ ተርፈት ብዙላ ለርስት  
። እና ይህ የተተወች ምድር፡ የፊልስጥኤማውያን ድንበሮች፡ ገሲ፡ እና  
ከነዓናዊ፡ ከሰው የሌለባት ግብፅ ፊት ያለች እስከ አቃሮን ድንበሮች  
ከከናናውያን ገራ ለአምስት የፊሊስጥኤማውያን ሳትራፒያዎች

ተቆጠራለች፤ ለጋዛዊ፣ ለአዝጃታዊ፣ ለአስቃሎናዊ፣ ለጌታዊ፣ ለአቃሮናዊ፣  
እና ለኤዋዮን። ከታይማን እና ከሁሉ የከናዓን ምድር በፊት ጋዛ፣ እና  
ሲዶናውያን እስከ አፌቅ፣ እስከ የአሞራውያን ድንበሮች። እና ሁሉንም  
የጋልያት ፊልስጥኤም መሬት፣ እና ሁሉንም የሊባኖስን ከምስራቅ ፀሐይ  
ከጊልጋል በሄርሞን ተራራ በኩል እስከ ሐማት መግቢያ ድረስ፣ ሁሉ  
የሚኖረው በተራራማው ከሊባኖስ እስከ ማሴሬት መምፎማይም፣ ሁሉ  
ሲዶናውያንን እኔ እነርሱን አጠፋለሁ ከእስራኤል ፊት፣ ግን እሷን በዕጣ  
ለእስራኤል አከፋፍል፣ እንደ አዘዝሁህ።

እና አሁን ይህን መሬት በርስት ለዘጠኙ ነገዶች እና ለግማሽ ነገደ  
ማናሴ ክፈል። ከኖርዳኖስ እስከ ታላቋ ባሕር በምዕራብ ፀሐይ ትሰጣት፤  
ታላቋ ባሕር ይሰርዛል። ለሁለቱ ነገዶች፣ እና ለግማሽ ነገደ ማናሴ፣  
ለሮቤል፣ እና ለጋድ ሙሴ ሰጠ በኖርዳኖስ ማዶ፣ በምሥራቅ ፀሐይ  
ሰጥቷል ለእርሱ ሙሴ ባሪዩ እግዚአብሔር። ከአሮኤር፣ አሱ በጎርፍ  
አርኖን ጠረፍ ላይ ነው፣ እና በሽለቆው መካከል ያለቸውን ከተማ፣ እና  
ሁሉንም ሚሶርን ከመዳባ፣ ሁሉ የአሞራውያን ንጉሥ ሲሆን ከተማዎች፣  
ዘነገሠ በሔሴቦን እስከ የአሞን ልጆች ድንበሮች። ወዘገላዓዲጢስ፣  
ወዘአድባር፣ ገሲሪ፣ ወዘመካቲ፣ ኩሉ፣ ደብር፣ ኤርሞን፣ ወኩሎ፣  
ዘበሳኒጢስ፣ እስከ፣ አካ፣ ኩሉ መንግሥተ ዶግ በባሳን፣ ዘመለከ  
በአስታሮት ወበአድሬኢ፣ ውኦቲ ተተርፈ እምነ ግብረ፣ ወመቀጸ ሙሴ  
ወአጥፍአ፣ ወአኮ፣ አጥፍኩ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣ ለገሲሪ፣ ወለማካቲ፣  
ወለከናናዊ፣ ወነበረ፣ ንጉሠ፣ ገሲሪ፣ ወማካቲ፣ ምስለ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣  
እስከ፣ ዛቲ፣ ዮም።

ከሌዊ ነገድ በስተቀር ውርስ አልተሰጠም፤ እግዚአብሔር  
የእስራኤል አምላክ፣ ይህ የእነርሱ ውርስ ነው፣ እንደተናገራቸው  
እግዚአብሔር፣ እናም ይህ ክፍፍል ነው፣ ዘሙሴ ለእስራኤል ልጆች  
በአራቦት ሞክብ በኖርዳኖስ ማዶ በኢያሪኮ አቅጣጫ የከፈለው።

ወሀባ፣ ሙሴ፣ ለነገድ፣ ሮቤል፣ በከመ፣ አሕዛቢሆጢ። ። ወሆነ፣  
ድንበሮቻቸው፣ ከአሮኤር፣ አርሰዋ፣ ትገኛለች፣ በፊት፣ ሽለቆ፣ አርኖን፣  
ወከተማዋ፣ አርሰዋ፣ በሽለቆ፣ አርኖን፣ ወኩሉ፣ ሚሶር። እስከ እሴቦን፣ እና

በሚሰር ውስጥ የሚገኙ ሁሉ ከተሞቹ፣ እና ዳይቦን፣ እና ባሞት ባዓል፣  
እና የሜልቦት ቤት፣ ወባሳን፣ ወባሞት፣ ወሜፋካት፣ ወቂርያታይም፣ እና  
ሴባማ ፣ እና ሴራዳ፣ እና ጽዮን በአናብ ተራራ ፣ ወባይትፎጋር፣ ወአሴዶት፣  
ፋስጋ፣ ወባይትታሴይኖት። ወኩሎን እላ አህጉረ ሚሰር፣ ወኩሎ እላ  
መንግሥተ ሲሆን ንጉሠ አሞራውያን፣ ዘመቱ ሙሴ ሎቱ ወእላ  
መላእክተ ሜድያም፣ ወእላ ኤዊ፣ ወእላ ሮቦክ፣ ወእላ ሱር፣ ወእላ ሁር፣  
ወእላ ሮቤ መልክከ ቀቱላነ ጽዮን፣ ወእላ ነዋሪ ለጽዮን።

ወዘባላዓም፣ ዘባቦር፣ ሐራሲ፣ ቀተልዎ፣ በምዕዋት።

ሆነ ግን ድንበራት ርኩቤን ዮርዳኖስ ድንበር፣ ይህ ርስት ደቂቅ  
ርኩቤን በዘመዶቻቸው፣ ከተማዎቻቸው እና እርሻዎቻቸው።

ሙሴ ግን ለጋድ ወንዶች እንደ ጎሳዎቻቸው ሰጠ። ወኮነ፣ ደወሎሙ።  
ያዕዜር፣ ወኩሎ፣ አህጉረ፣ ገላአድ፣ ወመንፈቀ፣ ምድረ፣ ደቂቀ፣ አሞን፣ እስከ፣  
ዐረባ፣ እንተ፣ ይከቲ፣ በቤተ፣ ገጽ፣ አራድ። ወእምነ፣ ሔሴቦን፣ እስከ፣ አራቦት፣  
በማሴፋ፣ ወቦጣኒም፣ ወማአን፣ እስከ፣ ደወሎ፣ ዲቦን። እና እናዶም እና  
ኦታርጋይ እና ባይንታናብራ እና ሶክኮታ እና ሳፋን እና የተረፈውን  
መንግሥት የሲሆን ንጉሥ የሔሴቦን፣ እና የዮርዳኖስ ይገድባል እስከ  
ክፍል የባሕር ኪኔሬት ማዶ የዮርዳኖስ ከምሥራቅ። ይህ የገድ ልጆች  
ውርስ በአንድምታቸው እና በከተሞቻቸው ነው፤ በአንድምታቸው  
አንገታቸውን በጠላቶቻቸው ፊት ይመልሳሉ፣ ምክንያቱም ከተሞቻቸው  
እና እርሻዎቻቸው በአንድምታቸው ሆኑ።

ወሀብ፣ ሙሴ፣ ለመንፈቀ፣ ነገደ፣ መናሴ፣ በከመ፣ አሕዛቢሆሙ። ወሆነ  
መስመሮቻቸው ከማዓን፣ ወሁሉ መንግሥተ ባሳን፣ ወሁሉ መንግሥተ  
ኦግ ንጉሠ ባሳን፣ ወኩሎ መንደሮች ያኢር፣ እለ ሀለዋ በባሳን፣ ስልሳ  
ከተማት። እና ግማሹ የጊልዓድ፣ እና በአስታሮት፣ እና በኤድሬኪ ከተሞች  
መንግሥት ኦግ በባሳን፣ ለልጆች ማኪር ልጆች ምናሴ፣ እና ለግማሾች  
ልጆች ማኪር ልጆች ምናሴ፣ እንደ ቤተሰቦቻቸው። እነዚህ እነዚያ ሙሴ  
በዮርዳኖስ ማዶ በአራቦት ሞአብ ወረሳቸው፣ በዮርዳኖስ ማዶ በኢያሪኮ  
አቅጣጫ ከምሥራቅ።

ወእሉ አለ ከፈሉ ርስተ ለደቂቀ አስራኤል በምድረ ከናክን፡ ዘከፈሉ ርስተ ሎሙ ኤልዓዛር ካህን ወኢዮሱስ ወልደ ናዌ ወመላእክተ ክበው ነገዳት ደቂቀ አስራኤል። በአጣ ተወራርሰዋል፡ በዘአዘዘው መንገድ እግዚአብሔር በእጁ ኢዮሱስ ለዘጠኝ ነገዶች እና ለግማሽ ነገድ። ከማዕድተ ዮርዳኖስ፡ ወለሌዋውያንሰ ኢህበ ርስተ በማእከሎሙ። ስለ ነበሩ ደቂቀ ዮሴፍ ክልኤቱ ነገዳት መናሴ ወኤፍሬም፡ ወአልተውህበ ክፍል በምድር ለሌዋውያን፤ ዘአንበለ አውራጃት ለመንበር፤ ወዘተፈልጠ ሎሙ ለእንስሳ፤ ወእንስሳ ሎሙ። በዘ መንገድ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ፡ እንከን አደረጉ ደቂቀ አስራኤል፤ ወከፈሉ ምድረ።

እና የደሁዳ ደቂቀ ወደ ኢዮሱስ በግልጋል ቀረቡ፤ እና ካሌብ የኢዮፎኔ ልጅ ቄናዛዊው ወደ አርሱ አለ፤ አንተ ያንን ቃል ታውቃለህ ዘተናገረ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው ስለ እኔ እና አንተ በቃዴስ በርኔ ። አርባ ዓመት ነበርኩ መቼ ሙሴ አገልጋይ የእግዚአብሔር ከቃዴሽ ባርኔ ላከኝ ምድሩን ለማሰልል፤ እና መለስኩለት ቃል እንደአክምሮው። ወንድሞቼ ከእኔ ጋር የወጡት የሕዝቡን ልብ ለወጡ፤ እኔ ግን ጌታ አምላኬን ሙሉ በሙሉ ለመከተል ቆርጬ ነበር። ወመሐለ ሙሴ በደአቲ ዕለት እንዘ ይብል፡ ምድር ዘላዕሌሃ ረከብከ ለከ ትከውን በርስት ወለውሉድከ እስከ ዓለም፡ እስመ ተወሰክከ ለምትዓቀብ ድሳረ እግዚአብሔር አምላክነ። እና አሁን እግዚአብሔር እንደ አለው መንገድ አቆየኝ፤ ይህ አርባ አምስተኛ ዓመት ነው እግዚአብሔር ይህን ቃል ለሙሴ ከተናገረበት ጊዜ ጀምሮ፤ እና አስራኤል በምድረ በዳ ሄደ፤ እና አሁን እነሆ እኔ ዛሬ ሰማንያ አምስት ዓመት ነኝ። ገና ዛሬ ጠንካራ ነኝ፤ እንደ ሙሴ ሲልከኝ ጊዜ፤ በተመሳሳይ አሁንም ጠንካራ ነኝ ለመውጣት እና ወደ ጦርነት ለመግባት። እና አሁን ይህን ተራራ አጠይቅሃለሁ፤ እንደ እግዚአብሔር በዚያ ቀን እንዳለው፡ ምክንያቱም አንተ ይህን ቃል በዚያ ቀን ሰምተሃል፤ አሁን ግን ዓናቂም አዚያ ናቸው፤ የተመሸጉ እና ታላላቅ ከተሞቹ፤ ስለዚህ ከሆነ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ቢሆን፤ እግዚአብሔር ለእኔ እንዳለው መንገድ አነርሱን አጠፋቸዋለሁ።

ወባረከ፡ኢየሱስ፡ወወሀቦ፡ኬብሮንሃ፡ለካሌብ፡ወልደ፡ኢዮፎን፤  
ወልደ፡ቁናዝ፡በርስተ፡ በዚህ ምክንያት ሔብሮን ለካሌብ ልደ ኢዮፎኔ  
ኬኔዛዊ በእጣ ሆነች እስከ ዛሬ፤ ምክንያቱም እርሱ የእግዚአብሔር  
የእስራኤል ከምላክ ተአዛዝን ተከተለ፡፡ ስሙ ግን የኬብሮን ቀደም  
አርጎብ የሚባል ከተማ ነበረ፤ ይህም የዓናቂም ዋና ከተማ ነበረች፤ እና  
መሬቱም ከጦርነት ተረፈ፡፡

15

ወሆነ፡ አድባሪሆሙ፡ ለነገደ፡ ይሁዳ፡ በከመ፡ አሕዛቢሆሙ፡  
እምአድባረ፡ እዱም፡ እምግዳመ፡ ሲን፡ እስከ፡ ቃዴስ፡ ጎብ፡ ደቡብ፡፡

እና የእነርሱ ድንበሮች ከደቡብ እስከ የጨው ባህር ክፍል፤  
ከሸንተረፍ ወደ ደቡብ ከሚያመራው ሆነ፡፡ እና ተቃራኒ ዘ መውጫ  
አቅራቢን ያልፋል፤ እና ሴናን ይዘራል፤ እና ከደቡብ ወደ ቃዴሽ ባርጌ  
ይወጣል፤ እና ኤሴሮን ያልፋል፤ እና ወደ ሳራዳ ይወጣል፤ እና ወደ  
ምዕራብ ቃዴሽ ያልፋል፡፡ ወይወጣል ወደ ሰልሞና፤ ወያልፋል እስከ  
የግብጽ ሸለቆ፤ ወመውጫው የድንበሮቹ ወደ ባሕር ይሆናል፤ ይህ ነው  
ድንበራቸው ከደቡብ፡፡

ወመጠነ፡እምብሔረ፡ምሥራቅ፡ኩሉ፡ባሕር፡ጨዋ፡እስከ፡  
ዮርዳኖስ፡፡ወመጠነ፡ሎሙ፡እምሰሜን፡ወእምድንገለ፡ባሕር፡ወእምክፍል፡  
ዮርዳኖስ፡፡ድንበሮቹ ወደ ቤታግላም ይወጣል፤ እና ከሰሜን በኩል ወደ  
ቤታራባ ያልፋል፤ እና ድንበሮቹ ወደ የሮቤል ልጅ ባዮን ድንጋይ ይወጣል፤  
እና ድንበሩ ወደ አራተኛው የአኮር ሸለቆ ይወጣል፤ እና ወደ ጊልጋል  
ይወርዳል፤ እሱም ከአዱሚም መውጫ ተቃራኒ ነው፤ እሱም በደቡብ  
ሸለቆው ነው፤ እና ወደ የፀሐይ ምንጭ ውሃ ያልፋል፤ እና መውጫው  
ወደ ሮጌል ምንጭ ይሆናል፡፡ እና ድንበሩ ይወጣል ወደ የሄኖም ሸለቆ፤  
በደቡብ በኩል ባለው የኢቡሳዊው ጂርባ ላይ፤ ይህም ኢየሩሳሌም ናት፤  
እና ድንበሩ ያልፋል ወደ ተራራው ጫፍ፤ እሱም በምዕራብ በኩል  
ከሄኖም ሸለቆ ፊት ለፊት ነው፤ እሱም በሰሜን በኩል ከሬፋይም ምድር  
ክፍል ነው፡፡ ወያሰጋግር፡ደንገሉ፡እምርእስ፡ደብር፡ውስተ፡ዐይነ፡ማየ፡ናፍቶ፡

ወያሰጋግር፡ውስተ፡ደብረ፡ኤፍሮን፡ወያመጽእ፡ደንገሉ፡ውስተ፡ባዓል፡ዛቲ፡  
ደክቲ፡ሀገረ፡ኢያሪም፡ እና ድንበረ ከባክል ወደ ባሕር ደዘራል፡ እና ወደ  
አሳር ተራራ ያልፋል፡ ከሰሜን የያሪን ከተማ ጂርባ ላይ፡ ይህን ካስሎን  
ናት፡ እና ወደ የፀሐይ ከተማ ደወርዳል፡ እና ወደ ደቡብ ያልፋል፡ እና  
ድንበረ ከአቃሮን ኋላ በኩል ወደ ሰሜን ያልፋል፡ እና ድንበሮቹ ወደ  
ሶክሶት ደወጣሉ፡ እና ድንበሮቹ ወደ ደቡብ ያልፋሉ፡ እና ወደ ሌብና  
ደወጣል፡ እና የድንበሮቹ መውጫ ወደ ባህር ይሆናል፡ እና  
ድንበሮቻቸው ከባህር፡ ታላቁ ባህር ይገድባል፡ እነዚህ የደሁዳ ልጆች  
ድንበሮች በዙሪያቸው እንደ ቤተሰቦቻቸው ናቸው፡፡

ወለካሌብ፡ ወልደ፡ ኢፌፎኔህ፡ ሀብ፡ ክፍለ፡ በማእከለ፡ ደቂቀ፡ ደሁዳ፡  
በትእዛዘ፡ እግዚአብሔር፡ ወሀብ፡ ሎቱ፡ ኢየሱስ፡ ሀገረ፡ አርባክ፡ እምሀገረ፡  
ዔናቅ፡ ደክቲ፡ ኬብሮን፡ እና ካሌብ የፈኔህ ልጅ፡ ከዚያ የዓናቅን ሦስቱን  
ልጆች ሼሻይን፡ ታልማይን እና አሂማንን አጠፋ፡፡ ወዐርገ፡ እምሀየ፡ ካሌብ፡  
ላዕለ፡ አለ፡ ደነብረ፡ ደቢር፡ ስሙ፡ ደግሞ፡ ለደቢር፡ ቀዳሚ፡ ሀገረ፡  
ጽሕፈት፡ ነበረ፡፡

እና ካሌብ አለ፡ ማን የፊደላት ከተማን ያስይዝና ያስወጣ እና ያስገዛ፡  
አክሳን ሴት ልጁን ለአርሱ ለሚስት አሰጣለሁ፡፡ ወአኅዘ እያ ጎቶንኤል  
ወልደ ኬናዝ አኅወ ካሌብ፤ ወወሀብ ለአስካን ወለቶ ብእሲተ፡፡ ወሆነ  
በምትወጣበት ጊዜ እሷ አማከረቸው እያለች፡ አባቴን ሜዳ አጠይቃለሁ፡  
እና ከአህያዎ ላይ ጮኸች፡ እና ካሌብ አላት፡ ምን ሆነሽ? እና እሷ  
አለችው፡ በረከት ስጠኝ፤ ምክንያቱም ወደ ናገብ ምድር ሰጠኸኝ፤  
በታንስን ስጠኝ፡፡ እና ሰጣት የላይዋን ጎናይትላን እና የታቸዋን  
ጎናይትላን፡፡

ይህ ውርስ የደሁዳ ልጆች ነገድ ነው፡፡ ሆኑም ከተሞቻቸው ከተሞች  
ወደ ዘር ልጆች ደሁዳ በድንበሮች ኤዶም በምድረ በዳ፡ እና ባይሴልኤል፡  
እና አራ፡ እና አሰር፡፡ ወኢካም፡ ወራግማ፡ ወአሮኤል፡፡ ወቃዴሽ፡  
ወአሶሪዮናኪን፡ ወማይናም፡፡ ወባልማዓና፡ ወአህጉሪሆሙ፡ እና፡  
አህጉራተ፡ አሴሮን፡ ዛቲ፡ አሰር፡፡ ወሴን፡ ወሰልማ፡ ወሞላዳ፡ ወሰሪ፡  
ወባይፋላት፡ እና ኮላሴዎላ፡ እና ቤርሳቤዕ፡ እና መንደሮቻቸው፡ እና

እርሻዎቻቸው፣ ባላ፣ ባኮክ እና አሶም፣ ወኤልበውዳ፣ ወቤተ፣አል፣  
ወሆርማ፣ እና ዚቅላግ፣ እና ማካሪም፣ እና ሴቴናክ፣ ወላበስ፣ወሳሌ፣  
ወኤሮሞት፣አህጉር፣ዕስራ፣ው፣ተሰዓቱ፣ወአፎ፣ሚሆሙ።

በሜዳው አሸታኦል፣ ዘራ፣ እና አሸታኦል። ወሰፈረ፣ ወዘረጋ፣  
ወኢሉቶት፣ ወሞሊ፣ እና ኢየርሙት፣ እና ኦዶላም፣ እና መምብራ፣ እና  
ሳኦኮ፣ እና ኢያዜካ፣ እና ሰቃሪም፣ እና ጋዴራ፣ እና እርሻዎቹ፣ አሥራ አራት  
ከተሞች፣ እና መንደሮቻቸው። ሴኔህ፣ እና አዳሳን፣ እና ማጋዳልጋ፣  
ወዳላ፣ ወማስፋ፣ ወኢያካሬል፣ ወባሴዶት፣ ወኢዴኦኦሌኦ፣ ወ፣ ቻብራ፣  
ማኬስ እና ማክኮስ፣ እና ገዶር፣ እና ባጋዲኤል፣ እና ኖማን፣ እና ማኬዳን፣  
አስራ-ስድስት ከተማዎች፣ እና መንደሮቻቸው። ለብና፣ ኢታክ፣ እና ኤኖክ፣  
ወኢያና፣ ወናሲብ፣ ወኬላም፣ ወአኪዔዚ፣ ወኬዚብ፣ ወባትሔሳር፣  
ወአይሎም፣ አህጉር፣ ዐሠርቱ፣ ወአፎ፣ሚሆሙ። ዕቅሮን፣ መንደሮቹ እና  
እርሻዎቻቸው፣ ከአክካሮን ገምና፣ እና ሁሉም በአሴዶት አቅራቢያ  
የሚገኙ፣ እና መንደሮቻቸው፣ አስዴዶት፣ መንደሮቹና እርሻዎቹ፣ ጋዛ፣  
መንደሮቹና እርሻዎቹ እስከ የግብፅ ጎርፍ፣ እናም ታላቁ ባሕር ይለያል።

ወበተራራማ፣ሳሚር፣ወኢየተር፣ወሶኮ። እና ረና፣ እና የጽሑፋት  
ከተማ፣ ይህም ደብር ናት። ወአኖን፣ ወወደ፣ ወማና፣ ወአይሳም። እና  
ጎሴም፣ ሐሉ፣ ሐና፣ ጊሎም፣ አስራ አንድ ከተማዎች፣ እና መንደሮቻቸው።  
አይሬም፣ ሬምና እና ሶማ። እና ኢማኢን፣ ቤታኮ፣ እና ፋኩሞ፣ እና  
ኤኩማ፣ እና የአርባክ ከተማ፣ ይህ ኬብሮን ናት፣ እና ሶራይት፣ ዘጠኝ  
ከተሞች፣ እና የአነርሱ እርሻ ቦታዎች፣ ማዖን፣ ከርሜል፣ ዚፍ፣ እና ዩጣ።  
ወያሪኤል ወአሪካም ወዘካናኢም። ወጊብዓ፣ወትምናታ፣አህጉር፣ትሰዓቱ፣  
ወአፎ፣ሚሆሙ። አይሎሞ፣ ቤተ ጽርና ጌዶን፣ ወማጋሮት፣ወቤታናም፣  
ወቴኩም፣አህጉር፣ስድስቱ፣ወአፎ፣ሚሆሙ። ቂርያትባዓል፣ ይህ ከተማ  
ያሪም፣ እና ሶቴባ፣ ሁለት ከተሞች፣ እና እርሻዎቻቸው። እና በዳርጌስ፣ እና  
ታራባም፣ እና አይኖን። እና አኖኪዮዛ፣ እና ናፍላዘን፣ እና የሳዶን  
ከተሞች፣ እና አርካዴስ፣ ሰባት ከተሞች፣ እና መንደሮቻቸው።

ወደቡሳዊ፣ ነበረ፣ በኢየሩሳሌም፣ ወአኮ፣ ቀደሙ፣ ደቂቀ፣ ይሁዳ፣  
ለአጥፋቶሙ፣ ወነበሩ፣ ይቡሳውያን፣ በኢየሩሳሌም፣ እስከ፣ መዋዕለ፣ ዘቲ።

ወሆነ፡አድጋሙ፡ደቂቀ፡ዮሴፍ፡እምነ፡ዮርዳኖስ፡ዘበኢያሪኮ፡  
እምምሥራቅ፡ወደዐርግ፡እምኢያሪኮ፡ውስተ፡ደብር፡ውስተ፡ገዳም፡ውስተ፡  
ቤተኤል፡ሉዛ። ወደወጣ ውስተ ቤተኤል፤ ወያልፍ ላዕለ ደወለ አታታሮቲ።  
እና ደሻገራል በባሕር ላይ በአጥታሊም ድንበሮቹ ላይ እስከ ቤተ ሆሮን  
ታቹ ድንበሮቹ፤ እና መውጫቸው በባሕር ላይ ይሆናል። እና ደቂቀ  
ዮሴፍ፤ ኤፍሬም እና ምናሴ ወረሱ።

ወሆነ ድንበራት ደቂ ኤፍሬም በከ ዘመዳቶሙ፤ ወሆነ ድንበራት  
ርስቶሙ እምምሥራቅ አጣሮት ወኤሮክ እስከ ቤተሆሮን ላዕለዊት  
ወጋዛራ። እና ድንበሮቹ ከሰሜን ሙቀት ወደ ባሕር ወደ ኢካስሞን  
ይመጣሉ፤ ወደ ምሥራቅ ወደ ቴናሳ ደዘራል፤ እና ሴሌስ፤ እና ከምሥራቅ  
ወደ ኢያኖካ ያልፋል፤ እና ወደ ማኮ፤ እና አታሮት፤ እና መንደሮቻቸው፤ እና  
ይመጣል ወደ ኢሪኮ፤ እና ያልፋል ወደ ዮርዳኖስ። እና ከመቃብር  
ድንበሮቹ ወደ ባሕር ወደ ኬልካና ይሄዳሉ፤ እና መውጫቸው ወደ ባሕር  
ይሆናል፤ ይህ የኤፍሬም ነገድ ውርስ እንደ ቤተሰቦቻቸው ነው።

ወአላንተ መካናት አለ ተፈልጋ ለደቂቀ ኤፍሬም ማእከለ ርስተ  
ደቂቀ ምናሴ፡ ኩላሃ አላንተ መካናት ወአላንተ አድጋማቲሆሙ። እና  
ኤፍሬም የከነዓናዊውን በገዘር የሚኖረውን አላጠፋም፤ እና ከነዓናዊው  
በኤፍሬም ኖረ እስከ ዛሬ ድረስ፤ እስከ ፈርዖን የግብጽ ንጉሥ ወጣ፤ እና  
ወሰዳት፤ እና በአሳት አቃጠላት፤ እና ከነዓናውያንንና ፌሬዛውያንን እና  
በገዘር የሚኖሩትን ወገ፤ እና ፈርዖን ለሴት ልጁ እንደ ሰርጌ ሰጣት።

ወሆነ መስመሮቹ ነገድ ደቂቀ ምናሴ፤ ስለዚህ ይህ በኩር ለዮሴፍ  
ነበረ፤ ለማኪር በኩር ምናሴ አባት ገላአድ፤ ሰው ተዋጊ ስለነበረ፤  
በገላአዲጢስ እና በባሳኒጢስ። እና ለደቀ መዛሴ ቀዕዎቹ  
በአህዛቢሆሙ ሆነ፤ ለደቀ ኢዬዜር፤ ወለደቀ ኬሌዝ፤ ወለደቀ

ኢዬዚኤል፣ ወለደቀ ሲኬም፣ ወለደቀ ሲማሪም፣ ወለደቀ ኮፌር፣ እነዚህ ወንዶች በአህዛቢሆሙ ናቸው።

ወለሰልገድ ወልደ ሄፌር አደነበሩ ለእርሱ ወልዶች፣ ግን ሴቶች፣ ወእነዚህ እነሰሞች እነሴቶች ሰልገድ፣ ማዓለ፣ ወኖሞ፣ ወሆግላ፣ ወሚልካ፣ ወትርዳ። እናም ቆሙ በኤልዓዘር ካህን ፊት፣ እና በኢየሱስ ፊት፣ እና በአለቆች ፊት እያሉ፣ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ ለእኛ ርስት እንድንሰጥ በወንድሞቻችን መካከል አዘዘ። እናም በእግዚአብሔር ትእዛዝ ድርሻ ተሰጣቸው በአባታቸው ወንድሞች መካከል። ወወደቀ መመዘኛ ገመዳቸው ከአናሳ፣ እና ሜዳ ላቤክ ከምድረ ገላኦስ፣ እንተ ነው ማዶ ዮርዳኖስ። ስለዚህ የምናሴ ወንድ ልጆች ሴት ልጆች በወንድሞቻቸው መካከል ርስትን ወረሱ፣ የገላኦስ ምድር ግን ለቀሩት የምናሴ ወንድ ልጆች ሆነ።

ወኮነ ድንበረ ደቂቀ ምናሴ ድላናት እንተ ይከቲ በከመ ገጸ ደቂቀ ዓናት፣ ወትሔውር ውስተ ድንበር ውስተ ያሚን ወያሲብ ውስተ ዐይነ ታፍቶት። ለማናሴ ይሆናል፣ እና ታፌት በማናሴ ድንበሮች ላይ ለኤፍሬም ልጆች ይሆናል። እናም ድንበሮቹ ወደ ካራና ሸለቆ ደቡብ በኩል ወደ ያሪኤል ሸለቆ ደወርዳሉ፣ ተረቢንቶስ የእፍሬም በማናሴ ከተማ መካከል፣ እናም የማናሴ ድንበሮች በሰሜን በኩል ወደ ጁረቱ፣ እናም መውጫው ባሕር ይሆናል። ከደቡብ ለኤፍሬም፣ እና በሰሜን ለመናሴ፣ እና ባሕር ድንበራቸው ይሆናል፣ እና በአሴር ይገናኙ በሰሜን፣ እና በይሳኮር ከምሥራቅ። ወይሆን ለማናሴ በይሳኮር ወበአሴር ቤታን ወአለ መናብር ሳቡራቲሆሙ፣ ወአለ ደነብሩ ዶር ወመናብር ሳቡራቲሃ፣ ወአለ ደነብሩ መገዶ ወመናብር ሳቡራቲሃ፣ ወሣልስ ዘማፌታ ወመናብር ሳቡራቲሃ።

ወአኮ፣ ይክሉ፣ ደቂቀ፣ መናሴ፣ ለአጥፋኦ፣ እላንቱ፣ አህጉረ። ወይመጽኦ፣ ከናኔዊ፣ ለመንበር፣ በይኦቲ፣ ምድር። ወሆነ፣ ወአምዘ፣ ጸንዐ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣ ወገብሩ፣ ለከናዓን ውያን፣ ተገዝኦ፣ ለአጥፋኦሙ፣ ግን፣ አኮ፣ አጥፏውዎሙ።

መለሱ ግን የኖሴፍ ልጆች ለኢየሱስ እንዲህ ብለው፡ ለምን አንድ ርስትና አንድ መለኪያ ብቻ አወረስከን? እኔ ግን ብዙ ሕዝብ ነኝ፤ እግዚአብሔርም ባረከኝ። ወይቤሎሙ፡ኢየሱስ፡እመ፡ሕዝብ፡ብዙ፡ አንተ፡ዕረግ፡ውስተ፡ዐጻድ፡ወአጽርድ፡ለከ፡እመ፡ያጸብብ፡ለከ፡ደብረ፡ ኤፍሬም። እና እንዲህ አሉ፡ የኤፍሬም ተራራ አይስማማንም፤ የተመረጠ ፈረስና ብረት ለከነዓናዊው ለሚኖረው በቤተሳን እና በመንደሮቹ፤ በደዝራኤል ሸለቆ አለው። ወይቤሎሙ፡ኢየሱስ፡ለደቀቀ፡ኖሴፍ፡እመ፡ ሕዝብ፡ብዙ፡አንተ፡ወገደለ፡ዐቢየ፡ቦጎ፡ኢደኩንከ፡ለከ፡ክፍል፡አሐዱ። ጫካው ለእርስዎ ይሆናል፤ ምክንያቱም ጫካ ነው እና ያጸዱታል፤ እና ለእርስዎ ይሆናል፤ እና ከነዓናዊውን ሙሉ በሙሉ ሲያጠፋ፡ ምክንያቱም የተመረጠ ፈረስ አለው፤ እርስዎ ግን ከእሱ ይበልጣሉ።

18

ወተጋብክ ኩሉ ማኅበር ደቀቀ እስራኤል ውስተ ሴሎ፡ ወተከሉ ህየ ደብተራ ዘመርጡር፤ ወምድር ተጸገዐት በእደ እሙንቱ።

እና ተተዉ ደቀቀ እስራኤል፤ እለ አኮ ወረሱ፤ ሰብዐቱ ነገድ። እና ኢየሱስ ለእስራኤል ልጆች አለ፤ እስከ መቼ ትደክማላቸው እግዚአብሔር አምላካችን የሰጠውን ምድር ለመውረስ? ከእናንተ ሦስት ሰዎችን ከነገድ ስጡ፤ እና ተነሥተው በምድሩ ይሂዱ፤ እና በፊቱ ይገለጹአት፤ እንደሚያስፈልግ ለመከፋፈል እሷን። እና ወደ እርሱ ሄዱ። እና ሰባት ድርሻዎችን ላቸው ከፈለ፤ ይሁዳ ከደቡብ ድንበራቸውን ይቆማል፤ እና የኖሴፍ ልጆች ከሰሜን ይቆማሉ። አንቺ ግን ምድሩን በሰባት ክፍሎች ክፈሉ፤ እና እዚህ ወደ እኔ አምጡ፤ እና በእግዚአብሔር አምላካችን ፊት ለእናንተ ዕጣ አወጣለሁ። ለሌዊ ወንዶች ድርሻ በእናንተ የለም፤ ለ ካህንነት እግዚአብሔር ድርሻቱ ነው፤ እና ጋድ እና ሮቤል እና ግማሽ ነገድ ምናሴ ወሰዱ ርስታቸውን ማዶ ዮርዳኖስ በምስራቅ፤ የሰጣቸው ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር።

ወተንሥኡ፡ እሙንቱ፡ ሰብክ፡ ወሐሩ፡ ወአዘዘ፡ ኢየሱስ፡ ለእሙንቱ፡ ሰብክ፡ ለእሙንቱ፡ ሐራን፡ ከመ፡ ይዐቅቡ፡ ምድረ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ሐሩ፡

ወዐቅቡ፡ ምድረ፡ ወምጽኡ፡ ጎብ፡ አነ፡ ወዝዳ፡ አውጽኦ፡ ለከሙ፡ ዕጣነ፡  
ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ በሴሎ። ወሄዱ ወተግዮ ምድረ ወርአዩ ኪያሃ  
ወጸሐፉ ኪያሃ በከመ አህጉር ሰብዐ ክፍለ ውስተ መጽሐፍ ወአምጽኡ  
ጎብ ኢዳሱስ። ወወረወ፡ ሎሙ፡ ኢዳሱስ፡ ክፍለ፡ በስሎ፡ ቅድመ፡  
እግዚአብሔር።

ወወጣ ዕጣ ነገደ ቤንያም በመጀመሪያ በመሠረተ ወገኖቻቸው፤  
ወወዳ ድንበሮቹ ዕጣቸው በመካከለ ልጆቹ ይሁዳ ወበመካከለ ልጆቹ  
ዮሴፍ።

እና የአነርሱ ድንበሮቹ ከሰሜን ከዮርዳኖስ ሆነ፤ ድንበሮቹ ከሰሜን  
እንደ የኢሪኮ ጂርባ ይወጣሉ፤ እና ወደ ተራራው ወደ ባሕሩ ይወጣል፤  
እና መውጫው ማብዳሪትስ ቤቶን ይሆናል። እና ከዚያ ድንበሮቹ ወደ  
ሉዛ ይሻገራሉ በሉዛ ጂርባ ላይ ከደቡብ በኩሏ፤ ይህች ቤተል ናት፤ እና  
ድንበሮቹ ወደ ማዕጣሮብ ኦሌክ ይወርዳሉ በተራራማው ላይ፤ እሷም  
ወደ ደቡብ ቤተሆሮን ታችኛይቱ ናት።

እናም ድንበሩ ይሰገራል፤ ከባሕር አጠገብ ከደቡብ በኩል  
ከተራራው ወደ ቤተሆሮን ደቡብ ፊት የሚመለከተውን ክፍል ላይ  
ይሰገራል፤ መውጫውም ወደ ቂርያት ባዓል ይሆናል፤ ይህም  
ቂርያትያሪም ናት፤ የይሁዳ ልጆቹ ከተማ፤ ይህም ወደ ባሕር የሚሄደው  
ክፍል ነው።

ወክፍል፡ ዘወደ፡ ደቡብ፡ እም፡ ክፍለ፡ ቀርያት፡ ባዓል፡ ወይሐልፍ፡ አድባሩ፡  
ውስተ፡ ጋሲን፡ ላዕለ፡ ምንጭ፡ ማዳ፡ ናፍቶ። ዶቦች በክፍል ላይ ይወርዳሉ፤  
ይህም በሶናም ሸለቆ ፊት ነው፤ እሱም ከሰሜን ከጌፋኪም ኤሜክ ክፍል  
ነው፤ ጋኢኤና ከደቡብ በኢቦሳይ ጂርባ ላይ ትወርዳለች፤ ወደ ሮጌል  
ምንጭ ትወርዳለች። እና በቤተሴምሽ ምንጭ ላይ ይሻገራል፤ እና  
በገሊሎት ላይ ያልፋል፤ እርሷም ወደ ኤታም መውጫ ተቃራኒ ነች፤ እና  
በባዮን ድንጋይ የሮቤል ልጆቹ ላይ ይወርዳል። እና ከሰሜን በቤታራባ  
ጂርባ በኩል ይሻገራል፤ እና ከሰሜን ባሕር ጂርባ ላይ ወደ ድንበሮቹ  
ይወርዳል። እና የድንበሮቹ መውጫ ይሆናል ላይ የጨው ባህር ኮረብታ

ላይ ሰሜን ወደ የኖርዳኖስ ክፍል ከደቡብ፣ እነዚህ ድንበሮች ናቸው ከደቡብ።

እና የኖርዳኖስ ከምስራቅ ክፍል ይገኛል፤ ይህ የቤንያም ልጆች ውርስ ነው፣ ድንበሮቹ በዙሪያ እንደ ቤተሰቦቻቸው።

እና የቤንያም ልጆች ከተማዎች በቤተሰቦቻቸው ኢሪኮ፣ ቤተጋይ እና አሜካሲስ ሆኑ። ወበይታባራ፡-ወሣራይ፡-ወበሳና። እና አይኤን፣ እና ፋራ፣ እና ኤፍራታ። እና ካራፋህ፣ እና ከፊራህ፣ እና ሞኒ፣ እና ጊባህ፣ ከተሞች አስራ ሁለት፣ እና መንደሮቻቸው። ጊብዖን፣ ራማህ እና ቤዔሮታ። ወማስ፡ ወሚሮን፡-ወአሞክ። እና ፊራ፣ እና ካፋን፣ እና ናካን፣ እና ዘሌካን፣ እና ታራላ። እና ኢየቡስ፣ ይህ የሩሳሌም ናት፣ እና ገባዖት፣ ኢያሪም፣ አስራሦስት ከተሞች፣ እና መንደሮቻቸው፣ ይህ የቤንያሚን ልጆች ውርስ እንደ ቤተሰቦቻቸው ነው።

19

ወወፅኦ፡-ዕጣን፡-ካልኦ፡-ለደቂቅ፡-ስምዖን፡-ወከነ፡-ርስቶሙ፡-ማእከለ፡-ዕጣናተ፡-ደቂቅ፡-ይሁዳ። እና ዕጣቸው ቤርሳቤ፣ ሳማኦ፣ እና ካላዳም ሆነ። ወአርሶላ፡-ወበላ፡-ወኢያሶን። እና አርቱላ፣ እና ዕቅዶች፣ እና ሆርማ። እና ሲቀላክ፣ እና ባይትማከረብ፣ እና ሳርሱሲን፣ እና በታሮት፣ እና ሜዳዎቻቸው፣ አስራ ሦስት ከተሞች፣ እና መንደሮቻቸው። ጸጥታ፣ ሙቀት፣ ኢቴር፣ እና ደረቅ፣ አራት ከተሞች እና መንደሮቻቸው። በዙሪያ ከተሞቻቸው አስከ ባሌቅ ወደ ባሜት በደቡብ የሚሄዱ፣ ይህ የስምዖን ልጆች ነገድ ርስት በቤተሰቦቻቸው ነው። ከይሁዳ ዕጣ ነበረች የስምዖን ደቂቅ ነገድ ርስት፣ አስመ የይሁዳ ደቂቅ ክፍል ከእነርሱ የተሰጣቸው ይበልጥ ነበረ፣ ወስምዖን ደቂቅ በእነርሱ ዕጣ ማእከል ወረሱ።

ወወጸ፡-ዕደል፡-ሣልስ፡-ለዛቡሎን፡-በከመ፡-ሕዝቦሙ፣ ወይከውን፡-አድባረ፡-ርስቶሙ፡-አሴዴክጎላ፡-አድባሮሙ። ባሕሩ እና ማጌልዳ፣ እና ይገናኛል በቤታራባ ወደ ሸለቆው፣ አሱም በየከማን ፊት ነው። ወተመልስ እምሴዶቅ እምፀንተ ምሥራቅ ቤተሴምስ ውስተ አድባረ ካሴሎታይት፣

ወይሰድድ ውስተ ዳቢሮት፣ ወይዐርግ ውስተ ፋንጋይ። ወእምህየ፡ደዘር፡  
እምነ፡ተቃራኒ፡ላዕለ፡ምሥራቅ፡ላዕለ፡ገበሬ፡ላዕለ፡ሀገር፡ካታሴም፡ወያልፍ፡  
ላዕለ፡ሬሞናክ፡ማታራኦዛ። ወደዘር፡ ደወል፡ ወደ፡ ሰሜን፡ ወደ፡ ሐማት፡  
ወመውጫቸው፡ ወደ፡ ዚፍሮን፡ ደሆናል። እና ካታናት፣ እና ናባከል፣ እና  
ስሞዶን፣ እና ኢያሪኮ፣ እና ባይትማን። ይህ ውርስ የዘቡሎን ልጆች ነገድ  
በጎሳዎቻቸው፣ ከተሞቻቸው እና መንደሮቻቸው።

ወለኢሳኮር ወፀ ዕድሉ ራብዕ። ወሆነ ድንበሮቻቸው ኢያዚኤል፣  
ወካሳሎት፣ ወሱናም። እና አጊን፣ እና ሲዮና፣ እና ሬሮት፣ እና አናኬሬት።  
ወዳቢሮን፡ወኪሾን፡ወሬቤስ። እና ሬምማስ፣ እና ኢዮን፣ እና ቶምማን፣  
እና አይማሬክ፣ እና ቤርሳፊስ። እና ድንበሮቹ በጋይትቦር ላይ ደጣመራሉ፣  
እና በሳሊም ላይ ወደ ባሕር፣ እና ቤተሴምሽ፣ እና የድንበሮቹ መውጫው  
ዮርዳኖስ ደሆናል። ይህ ውርስ ነው የደስሳኮር ልጆች ነገድ እንደ  
ወገኖቻቱም፣ ከተሞቹ እና መንደሮቹ።

ወወጣ ዕድሉ ከምስተኛው ለአሴር በቤተሰቦቻቸው። እና  
ድንበሮቻቸው አክሰሌኮት፣ አሌፍ፣ ባይቶክ እና ቀከፍ ሆኑ። ወኤሊሜሌክ፡  
ወአሚኤል፡ወማዓሴያ፡ወደጋጠም፡ለካርሜል፡በባሕር፡ወለጽዮን፡  
ወላባናት። ወደመልስ፡ ከምሥራቅ፡ ፀሐይ፡ ወቤትጌት፡ ወደጣመር፡  
ለዘቡሎን፡ ወአክጋይ፡ ወፍታኤል፡ በሰሜን፡ ወደገባ፡ ድንበረ፡  
ሳፍታይባይትሜ፡ ወኢናኤል፡ ወያልፍ፡ ወደ፡ ኮባማሶሜል። እና ኤልባን፣  
እና ራክብ፣ እና አመማዶን፣ እና ካንታን እስከ ታላቂቱ ሲዶኖስ። እና  
ድንበሮቹ ወደ ራማህ ደመለሳል፣ እና እስከ ማስፋሳት ምንጭ፣ እና  
የጢሮስ፣ እና ድንበሮቹ ወደ ያሲፍ ደመለሳል፣ እና መውጫው ባሕር  
ደሆናል፣ እና አፖሌብ፣ እና አኮዞብ። ወአርኮብ፣ ወአፊካ፣ ወርሃኡ። ይህ  
ወራሴ ነገድ የአሴር ደቂቅ በከበሌአቸው፣ ከተሞቻቸው እና  
መንደሮቻቸው ነው።

ወለነፍታሊም፡ ወፅኦ፡ ዕድል፡ ሳድስ። እና ድንበሮቻቸው ሞኦላም፣  
ሞላ፣ በሴሚን፣ አርሜ፣ ናባክ፣ እና ኢፍታማይ እስከ ዶዳም ሆኑ፣ እና  
መውጫዎቹ ዮርዳኖስ ሆኑ። እና ድንበሮቹ ወደ ባህር በአትታቦር  
ደመለሳሉ፣ እና ከዚያ ወደ ኢያካና ያልፋል፣ እና ከደቡብ ከዘቡሎን ጋር

ደገናኛል፤ እና አሴር ከባህሩ አቅጣጫ ደገናኛል፤ እና ዮርዳኖስ ከምስራቅ ፀሐይ ነው።

ወአህገር፡ ተዋሕዘ፡ ዘቱሮስ፡ ቱሮስ፡ ወአማታዳከት፡ ወከኔሬት።  
ወአርማት፡ ወአራኤል፡ ወአሶር። እና ቃዴስ፡ እና አሳሪዮን፡ እና ዩአሶር  
ምንጭ፡ እና ቄሮዌ፡ እና መጋላአሪም፡ እና ባይትታሜ፡ እና ተሳሙስ። ይህ  
ውርስ የናፍታሊ ልጆች ነገድ ነው።

ወለዳን ወፀ ክፍል ሰባዓዊ። እና ሆነ ድንበራቶምሁ ሰራት፡ እና አሳ፡  
እና አህጉራተ ሰማውስ። እና ሰላሚስ፡ እና አሞን፡ እና ሲላታ። እና  
መውሰድን፡ እና ትምናህን፡ እና አቅሮንን፡ እና አልካታ፡ እና በጌቶን፡ እና  
ጌቤላን። ወአዘር፡ ወባናይባካት፡ ወጌትሬሞን። እና ከባህረ ሆክስ ድንበር  
በዮጳ አቅራቢያ። ይህ ርስት ነገድ ደቂቅ ዳን በከመ ሕዝቦሙ፤ አከራክር  
ዚኣቶም እና አውራጃታት ዚኣቶም።

ወሄዱ ደቂቅ ዳን ወተዋግዩ ለላኪስ፤ ወአጎዙ ሊቱ፤ ወቀተልዋ  
በአፈ ሐሠም፤ ወጎደሩ ሊቱ፤ ወሰመደዋ ስመ ሊቱ ለሴንዳን።

ወሐሩ፡ ለመግባት፡ ምድረ፡ በከመ፡ ደወሎሙ፡ ወወሀቡ፡ ደቂቀ፡  
እስራኤል፡ ርስተ፡ ለኢየሱስ፡ ለወልደ፡ ናዌ፡ በማእከሎሙ።  
በእግዚአብሔር ትእዛዝ በኩል፤ እና ሰጡት ከተማውን፤ የጠየቀውን፤  
ታምናሳራክ፤ እርስዋም ትገኛለች በኤፍሬም ተራራ፡ እና ሠራ  
ከተማውን፤ እና ኖረ በእርስዋ።

እነዚህ አከፋፈሎች ዘአከፈሉ እለአዛር ካህን ወኢየሱስ ወልደ ናዌ  
ወመሳፍንተ አበው በነገዶች እስራኤል በመጣል በሴሎ ቅድመ  
እግዚአብሔር በጎበ አፍዋሁ ለደብተራ ዘምስክር ወሐሩ ደግቡ ምድረ።

እና እግዚአብሔር ለኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናገረ፡ ተናገር ለወልደ  
እስራኤል እንደ ትብል፡ ሀቡ አህጉረ መዳኅንት እለ ነበብኩ ጎቤክሙ

በሙሴ። መሸሸጊያ ለገዳይ ለመታ ነፍስ ባለማወቅ፣ እና ደሆናሉ ለእናንተ ከተሞቹ መሸሸጊያ፣ እና አይሞትም ገዳይ በደም በቀይ፣ እስከ ይቆም ፊት የጉባኤ ወደ ፍርድ። እና ቃዴሽን በገሊላ በነፍታሊ ተራራ፣ እና ሴኬምን በኤፍሬም ተራራ፣ እና የአርባክ ከተማን፣ ደህም ኬብሮን ናት፣ በደሁዳ ተራራ አከፋፈለ።

እና በዮርዳኖስ ማጾ ከሮቤል ነገድ በምድረ በዳ በሜዳ በጾርን ሰጠ፣ እና ከጋድ ነገድ በገላክድ አራሞትን፣ እና ከምናሴ ነገድ በባሳን ጋውሎንን።

እነዚህ አህጉራት የተጠሩት ለእስራኤል ወገኖቹ እና በእነርሱ ላለው መጻተኛ፣ ነፍስን ባለማወቅ ለሚመታ ሁሉ እዚያ ለመሸሸ፣ በደም ተበቃይ እጅ እንዳይሞት፣ በጉባኤ ፊት ለፍርድ እስኪቆም ድረስ።

21

እና የሌዊ ልጆቹ ዋና አባቶቹ ወደ ኤልዓዘር ካህን፣ እና ወደ ዩናዌ ልጅ ኢየሱስ፣ እና ወደ የእስራኤል ነገዶች የቤተሰቦቹ ዋና መሪዎቹ ቀረቡ። ወአልኩ ጎቤሆሙ በሲሎ በምድረ ከናህን እንደ እብል፣ አዘዘ እግዚአብሔር በእደ ሙሴ ከመ ደሁብነ አህጉረ ለንነብር ወአድያመ ለእንስሳነ። ወመሀቡ ደቂቀ እስራኤል ለሌዋውያን በውስተ ወራስ በትእዛዝ እግዚአብሔር አህጉረ ወመራዕዩ እንስሳቲሆሙ።

እና ዕጣው ለቃዓት ሐዝብ ወጣ፣ እና ለአሮን ደቂቅ ለካህናት ለሌዋውያን ከደሁዳ ነገድ እና ከስምዖን ነገድ እና ከብንያም ነገድ በዕጣ ዐሠርተ ሠላሳ ከተማዎቹ ሆኑ።

ወለደቂቀ፡ቃዓት፡አለ፡ተርፏ፡አም፡ነገደ፡ኤፍሬም፡ወአም፡ነገደ፡ዳን፡ ወአም፡መንፈቀ፡ነገደ፡ምናሴ፡በመክፈልት፡ዐሠርቱ፡አህጉር።

ወለደቂቀ ገድሶን ከነገደ ደሳኮር እና ከነገደ አሴር እና ከነገደ ነፍታሊም እና ከግማሽ ነገደ ምናሴ በባሳን አከራከር አስራ ሦስት።

እና ለመራራ ልጆቻችን ደጋግተው ከሮቤል ነገድ እና ከጋድ ነገድ እና ከዛቡሎን ነገድ በእጣ አስራ ሁለት ከተሞቻችን።

እና ሰጡ ደቂቀ እስራኤል ለሌዋውያን ሀገራት እና ምድረ መርዳ ዘላሙንቱ፣ በከመ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ፣ በመክፈልት።

ወሀበት ነገድ ደቂቀ ደሁዳ ወነገድ ደቂቀ ስምዖን ወእምነገድ ደቂቀ ብንያም አህጉረ እሱ ወተሰምዮ። ለደቂቀ፡ አሮን፡ እምሕዝብ፡ ቃዓት፡ ደቂቀ፡ ሌዊ፡ እስመ፡ ለእሱ፡ ኮነ፡ ዕድ። እና ሰጣቸው የቂርያት አርባን፣ የአናቅ እናት ከተማን፣ ደሀም ሔብሮን ናት በደሁዳ ተራራ፣ የአጎራባቸ መሬቶቹን ግን በዙሪያዋ። ወመሬቶቹን፡ ዘከተማደቱ፡ ወአውራጃዎቿንሂ፡ ሰጠ፡ ኢየሱስ፡ ለካሌብ፡ ወልደ፡ ኢፌፎን፡ ልጆቻቸው፡ በደዘታ።

ወለደቂቀ፡ አሮን፡ ወሀበሙ፡ ሀገረ፡ መጠጊያ፡ ለቀታሊ፡ ሔብሮንሂ፡ ወምድረ፡ ዘተፈልጠ፡ ዘምስሌሃ፡ ወሌምናሂ፡ ወምድረ፡ ዘተፈልጠ፡ ዘጎቤሃ። እና አይሎምን እና የተለዩትን ለእርሷ፣ እና ተማን እና የተለዩትን ለእርሷ። እና፡ ሥቀን፡ ወተለደዮ፡ ዘላቲሃ፡ እና፡ ደቢርን፡ ወተለደዮ፡ ዘላቲሃ። እና አሳ፡ እና የተለዩላት፡ እና ታኑ፡ እና የተለዩላት፡ እና ቤተሸሜሽ፡ እና የተለዩላት፡ ከተሞቹ ዘጠኝ ከእነዚህ ሁለት ነገዶቻችን። እና ከቤንያም ነገድ ጊቤዖንን ከተለዩ በታዎቿ ጋር እና ጋቱትን ከተለዩ በታዎቿ ጋር ወአናቶት፡ ወዘተለዩ ዝንቱ፡ ወጋማላ፡ ወዘተለዩ፡ ዝንቱ፡ አህጉር፡ አርባዕቱ። ሁሉ የአሮን ልጆቻችን ካህናት ከተማዎቻችን አስራ ሦስት ናቸው።

ወለሕዝቦቻችን ደቂቀ ቃዓት ለሌዋውያን ለእለ ተረፉ እምደቂቀ ቃዓት፡ ወኮነት ሀገሮሙ ለካህናት እምነገድ ኤፍሬም። ወሰጡ ላቸው ከተማ የመሸሸጊያ የገዳይ የሴኬም፡ እና የተለዩ በታዎቿን፣ እና ጋዛራን እና የአቅራቢያዋን፣ እና የተለዩ በታዎቿን። እና ቤተ ሆሮን፣ እና የተለዩላት ከተሞቻችን፡ አራት ከተሞቻችን። ወእምነገድ፡ ዳን፡ ኤልቆታደምሂ፡ ወዘተለደዋ፡ ወጌቱዳንሂ፡ ወዘተለደዋ፡ ወአይሎን፡ ወዘተፈልጠ ላቲ፣ ወጌቱሬሞን፡ ወዘተፈልጠ ላቲ፡ አህጉር አርባዕቱ። እና ከማናሴ ግማሽ ነገድ፡ ታናክን እና የተለዩላትን፣ እና ኢባታን እና የተለዩላትን፡ ሁለት



እና እግዚአብሔር ለእስራኤል ሁሉንም ምድር ሰጣቸው፤  
ለአባቶቻቸው ለመስጠት የማለው ምድር፤ እና ወረሱክት፤ እና በአሲ ኖሩ።  
ወአረፈ እሙንቱ እግዚአብሔር በዙሪያ፤ ከመ መሐለ ለአባዊሆም።  
ኢተን/ሥክ ክልቦ ቅድሜሆም እምኩሉ ጸላክቲሆም፤ ኩሎ ጸላክቲሆም  
አግብክ እግዚአብሔር ውስተ አደረሆም። አደወደቀም ከሁሉ  
የመልካም ቃላት ዘተናገረ እግዚአብሔር ለእስራኤል ወገኖቹ፤ ሁሉ  
ተፈጸመ።

## 22

በዚያን ጊዜ ኢየሱስ የሮቤልን ልጆቹ፣ የጋድን ልጆቹ፣ እና የምናሴን  
ግማሽ ነገድ አንድ ላይ ጠራ። ወይቤሎሙ፣ አንትሙ፣ ሰማዕክሙ፣ ኩሎ፣  
ዘአዘዘክሙ፣ ሙሴ፣ ገብረ፣ እግዚአብሔር፣ ወአዘንክሙ፣ ለቃልየ፣ በኩሉ፣  
ዘአዘዘክሙ። አቻቸሁን እነዚህን ብዙ ቀናት እስከ ዛሬ ድረስ  
አልተዋቸሁም፤ የአምላካቸሁ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ጠበቃቸሁ።  
አሁን ግን እግዚአብሔር አምላካችን ለወንድሞቻችን አረፍተ ሰጣቸው፤  
እንደተናገራቸው፣ አሁን ስለዚህ ተመልሳቸሁ ወደ ቤቶቻቸሁ ሂዱ። እና  
ወደ መሬቱ የደዘታቸሁ፣ ደህን ሙሴ ሰጣቸሁ በዮርዳኖስ ማዶ። ግን  
በጣም ጠብቁ ትእዛዛቱን እና ሕጉን ለማድረግ፣ ዘአዘዘነ ሙሴ ገብረ  
እግዚአብሔር ለማድረግ፣ ለመውደድ እግዚአብሔርን አምላክነ፣  
ለመሄድ በኩሉ መንገዱ፣ ለመጠበቅ ትእዛዛቱን፣ ወለመጣበቅ ኪያሁ፣  
ወለማገልገል ኪያሁ እምኩሉ አእምሮክሙ፣ ወእምኩሉ ነፍስክሙ። እና  
ኢየሱስ ባረካቸው፣ እና ላካቸው፣ እና ወደ ቤቶቻቸው ሄዱ።

እና ለግማሽ ነገድ ማናሴ ሙሴ በባሳን ሰጠ፣ እና ለግማሹ ኢየሱስ  
ከወንድሞቹ ጋር በዮርዳኖስ ማዶ ከባሕር አጠገብ ሰጠ፣ እና ኢየሱስ ወደ  
ቤቶቻቸው ሲልካቸው ባረካቸው። እና በብዙ ገንዘብ ወደ ቤቶቻቸው  
ሄዱ፣ እና በጣም ብዙ ከብቶቹ፣ እና ብር፣ እና ወርቅ፣ እና ብረት፣ እና ብዙ  
ልብስ፣ የጠላቶቻቸውን ምርኮ ከወንድሞቻቸው ጋር ከፈሉ።

ወሄዱ ደቂቀ ሮቤል ወደቂቀ ጋድ ወመንፈቀ ነገድ ምናሴ  
እምደቂቀ እስራኤል በሴሎ በምድረ ከናክን ለሖር ውስተ ገላክድ ውስተ

ምድረ ርስቶሙ፣ እንተ ወረሱ ኪያሃ በትክዛዛ እግዚአብሔር በአደ ሙሴ።

ወመጡ ወስተ ገላክድ ዘኖርዳኖስ፡ ዘይኣቲ ውስተ ምድረ ከናኣን፡  
ወሐነጹ ደቂቀ ሮቤል ወደቂቀ ጋድ ወመንፈቀ ነገደ ምናሴ ህየ  
መሥዋዕተ ላዕለ ዘኖርዳኖስ፡ መሥዋዕተ ዐቢየ ዘርእየት።

ወሰምዑ ደቂቀ እስራኤል እንዘ ይብሉ፡ ናሁ ሐነጹ ደቂቀ ሮቤል  
ወደቂቀ ጋድ ወመንፈቀ ነገደ ምናሴ መሥዋዕተ ውስተ ደወለ ምድረ  
ከናኣን ውስተ ገላክድ ዘኖርዳኖስ በማዕደተ ደቂቀ እስራኤል።  
ወተጋብኩ፡ኩሎሙ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ውስተ፡ሴሎ፡ከመ፡ዐርገ፡  
ይትቃተልዎሙ።

ወለከኩ ደቂቀ እስራኤል ኅበ ደቂቀ ሮቤል ወኅበ ደቂቀ ጋድ ወኅበ  
ደቂቀ መንፈቀ ነገደ ምናሴ ውስተ ምድረ ገላክድ፡ ለፊንሐስ ወልደ  
ኤልዓዘር ወልደ ኦሮን ሊቀ ካህናት። እና አስር አለቆቹ ከእርሱ ጋር፣ አንድ  
አለቃ ከቤተሰብ ቤት ከእስራኤል ሁሉ ነገዶቹ፣ የቤተሰብ ቤቶቹ አለቆቹ  
የእስራኤል የሺህ አዛዦቹ ናቸው። ወመጡ ኅበ ደቂቀ ሮቤል፣ ወኅበ  
ደቂቀ ጋድ፣ ወኅበ መንፈቀ ነገደ ምናሴ ውስተ ምድረ ገላክድ፡  
ወተናገርዎሙ እንዘ ይብሉ። እነዚህን ነገሮቹ ይላል ሁሉ የእግዚአብሔር  
ኅብረት፣ ይህ ምን ኃጢአት ነው፣ እርስዎ የፈጸሙት በእስራኤል አምላክ  
ፊት፣ ዛሬ ከእግዚአብሔር ለመመለስ፣ ለራሳቸው መሠዊያ ሰርታቸው፣  
ከእግዚአብሔር ክዳኖቹ ለመሆን? አይደለምን ትንሽ ለእኛ ኅጢአት  
ፎጋር፣ ምክንያቱም አልተነጻጸህንም ከእርሱ አስከ ዛሬ ድረስ፣ እና  
መቅሠፍት ሆነ በእግዚአብሔር ጉባኤ። እናንተም ዛሬ ከእግዚአብሔር  
ተመለሳቸው፣ እና ዛሬ ከእግዚአብሔር ብትለዩ፣ ነገ ቊጣው በሁሉ  
እስራኤል ላይ ይሆናል። እና አሁን እንደ ትንሽ ናት የይዘታቸው ምድር፣  
ተሻገረ ወደ ምድረ እግዚአብሔር ይዘታ፣ እንደ ይኖራል እዚያ ድንኳን  
እግዚአብሔር፣ እና ውረሱ በእኛ፣ እና አትሁኑ ከአምላክ ተቃዋሚዎቹ፣  
እና እናንተም አትርቁ ከእግዚአብሔር፣ በመገንባታቸው መሠዊያ ውጭ  
ከመሠዊያ እግዚአብሔር አምላካችን። አይደለምን እነሆ አካር የዘራ  
ልጅ በበደል በደለ ከተወደደው ነገር፣ እና በሁሉም የእስራኤል ጉባኤ ላይ  
ቊጣ ሆነ፣ እና ይህ አንድ ሰው በራሱ ኃጢአት ሞተ።

እና መለሱ ደቂቀ ሮቤል፣ ደቂቀ ጋድ፣ እና ግማሽ ነገድ ምናቤ፣ ተናገረም ለአለቆች እስራኤል እንዲህ ብለው፣ አምላክ አምላክ ጎደታ ነው፣ እና አምላክ እርሱ ያውቃል፣ እና እስራኤል እርሱ ያውቃል፣ ከሆነ በከህደት በጎደታ ፊት በደልን፣ በዚህ ቀን አያድነን። እና እንደ ለራሳችን መሠዊያ ሠራን፣ እንዲሁም ከእግዚአብሔር አምላካችን ለመለየት፣ እንዲሁም በእርሱ ላይ የማቃጠል መሥዋዕቶችን ለማቅረብ፣ እንዲሁም በእርሱ ላይ የድኅነት መሥዋዕትን ለማድረግ፣ እግዚአብሔር ይፈትሻል።

ግን በምክንያት የቃል ጥንቃቄ ይህን አደረገን እያልን፣ እንዲሆን አይደል ነገ የእናንተ ልጆች ለእኛ ልጆች ይበሉ፣ ምን ግንኙነት አላቸው ከጌታ ከእስራኤል አምላክ ጋር? እና እግዚአብሔር በእኛ እና በእናንተ መካከል የኖርዳኖስን ድንበር አስቀመጠ፣ እናንተም በእግዚአብሔር ድርሻ የላቸውም፣ የእናንተም ልጆች የእኛን ልጆች ያራርቁ እንዲሁም እግዚአብሔርን እንዳያመልኩ። እናም እንደዚህ ለማድረግ እንላለን፣ ይህን መሠዊያ ለመሥራት በመባያት በእንተ አይደለም ወከኮ በመሥዋዕት በእንተ። ግን ይህ ምስክርነት በእኛ እና በእናንተ መካከል፣ እንዲሁም በእኛ ትውልዶች ከእኛ በኋላ መካከል እንዲሆን፣ የእግዚአብሔርን አገልግሎት በፊቱ ለማገልገል፣ በመባያዎቻችን እና በመሥዋዕቶቻችን እና በሰላም መባያዎቻችን፣ እናንተም ልጆች ለእኛ ልጆች ነገ አይላሉ፣ በእግዚአብሔር ላይ ድርሻ የላቸውም። እናም እኛ አልን፣ ከሆነ ይሆናል በጊዜ እና ይናገሩን ወደ እኛ፣ ወይም ለትውልዶቻችን ነገ፣ እና ይላሉ፣ ተመልከቱ መምሰሉን የእግዚአብሔር መሠዊያ፣ የአደረጉት አባቶቻችን አይደለም ስለመባያዎቻችን ወይም ስለመሥዋዕቶቻችን ግን ምስክር ነው መካከላቸው እና መካከላችን፣ እና መካከል የልጆቻችን። አይሁንልንም እንግዲህ እኛ ከእግዚአብሔር እንመለስ በዛሬ ቀን ከእግዚአብሔር እንለይ፣ እንዲሁም እኛ መሠዊያ እንሥራ ለፍሬ መባያዎቻችን፣ ለመሥዋዕቶቻችን ሰላሚን፣ እና ለመሥዋዕተ መድኃኒት፣ ከመሥዊያ እግዚአብሔር ዘይነብር ፊት ድንኳኑ በስተቀር።

እና ፊንሐስ ካህን እና የእስራኤል ጉባኤ አለቆች ሁሉ እነዚያ ከእርሱ ጋር የነበሩ፣ የሮቤል ልጆች እና የጋድ ልጆች እና የግማሽ ነገድ ምናቤ የተናገሯቸውን ቃላት ሰምተው፣ ወደ እነርሱ አስደሰተ። ወይቤ ፊንሐስ

ካህን ለደቂቀ ሮቤል ወለደቂቀ ጋድ ወለመንፈቀ ነገደ ምናሴ፡ ዮም ኣኸመርነ ኸስመ ምስሌነ ኸግዚአብሔር፡ ኸስመ ኢጎጣኸክሙ ቅድመ ኸግዚአብሔር ጎጢአተ፡ ወኸስመ ኣድጋንክሙ ለደቂቀ ኸስራኤል ኸምኸደ ኸግዚአብሔር። ኸና ፊንሐስ ካህን ከልጃቸ ሮቤል፣ ከልጃቸ ጋድ ኸና ከግማሽ ነገደ ምናሴ ጋር ከገላክድ ወደ ምድረ ከናኣን ወደ ልጃቸ ኸስራኤል ተመለሰ፤ ኸና ቃላትን መለሱላቸው። ወኸስደሰተ፡ ለደቂቀ፡ ኸስራኤል፡ ወተናገሩ፡ ጎብ፡ ደቂቀ፡ ኸስራኤል፡ ወባረኩ፡ ለክምላከ፡ ደቂቀ፡ ኸስራኤል፡ ወደቤሉ፡ ኸንከ፡ ኢደዐርገ፡ ጎቤሆም፡ ውስተ፡ ቀትል፡ ከመ፡ ያጠፍኩ፡ ምድረ፡ ደቂቀ፡ ሮቤል፡ ወደቂቀ፡ ጋድ፡ ወመንፈቀ፡ ነገደ፡ ምናሴ፡ ወነበሩ፡ ላዕሌሃ።

ኸና ሰዓመ ኢዮሱስ ዘመሥዋዕተ ዘሮቤል ወዘጋድ ወዘመንፈቀ ነገደ ምናሴ፡ ወደቤ፡ ኸስመ መስክር ውኸቱ በማኸከሎሙ፡ ኸስመ ኸግዚአብሔር ክምላኮሙ ውኸቱ።

23

ወሆነ፡ ድጎረ፡ መዋዕል፡ ብዙጋን፡ ምስለ፡ አሰርፈ፡ ኸግዚአብሔር፡ ለኸስራኤል፡ ኸምኩሎሙ፡ ፀራዊሁ፡ ኸለ፡ ዐውደ፡ ዐውደ፡ ወኢዮሱስ፡ ልህቀ፡ ወቀደመ፡ በመዋዕል። ወጸውዐ፡ ኢዮሱስ፡ ኩሎሙ፡ ውሉደ፡ ኸስራኤል፡ ወልሂቃኖሙ፡ ወመላኸክቲሆሙ፡ ወመሳፍንቲሆሙ፡ ወጸሐፍቲሆሙ፡ ወደቤሎሙ፡ አነ፡ ረጋዕኩ፡ ወሐለፍኩ፡ በመዋዕል። ኸንተም ግን አደታቸሁ ምን ያህል አደረገ ጌታ ክምላካቸን ለኸነዚህ ሁሉ ኸሐዛብ ከፊታቸን፣ ምክንያቱም ጌታ ክምላካቸሁ ላቸሁ ተዋግቶአል። ርአዩ ኸንዲህ ጣልኩላቸሁ ብሔራትን ኸነዚህን የተረፉትን በርስቶቸ ወደ ነገዶቻቸሁ፣ ከኖርዳኖስ ኩሎቹን ብሔራትን፣ ወክጠፋሁ፣ ወከታላቋ ባሕር ደደርሳል ላይ ምዕራብ ፀሐይ።

ነገር ግን ጎደታ ክምላካቸን ደህ ከፊታቸን ያጠፋቸዋል ኸስከ ደጠፉ ድረስ፣ ኸና የዱር አውራጃቸን ወደኸነርሱ ደልካል ኸስከ ኸነርሱን ኸና ነገሥታቶቻቸውን ከፊታቸሁ ያጠፋቸው ድረስ፣ ኸና መራታቸውን ተወርሳላቸሁ፣ ኸንደ ጎደታ ክምላካቸን ለኸናንተ ኸንደተናገረ። ጽጉዑ

እንከ በጣም ለመጠበቅ ወለማድረግ ኩሎ ዘተጽሐፊ በመጽሐፈ ሕግ ሙሴ ከመ ኢትግዕዙ ውስተ የማን ወግራብ። እንዳትገቡ ወደ እነዚህ የተረፉ አሕዛብ፣ እና የአማልክታቸው ሰሞቹ በእናንተ አይጠቀሱ፣ ወይም አትገልግሏቸው፣ ወይም አትስገዱላቸው። ነገር ግን በጌታ አምላካችን ትጣበቃላችሁ፣ ልክ እንደ አደረጋችሁት እስከ ዛሬ ድረስ። እና ጌታ ከፊታችሁ ታላላቅና ጠንካራ አሕዛብን ያጠፋቸዋል፤ እና እስከ ዛሬ ድረስ በፊታችን ማንም አልቆመም። አንድ ከእናንተ ሺህ አሳደዱ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ይህ ለእናንተ ተዋጋ፣ እንደ ለእኛ እንዳለው።

ወበጣም ተጠንቀቁ ጌታን አምላካችንን ለመውደድ። እንደሆነ ለ ብትመለሱ እና ከእነዚህ ከእናንተ ጋር ከተረፉ አሕዛብ ጋር ብትጨምሩ፣ እና ከእነርሱ ጋር ጋብቻ ብታደርጉ፣ እና ከእነርሱ ጋር ብትቀላቀሉ እና እነርሱም ከእናንተ ጋር፣ ታውቁ እንግዲህ እግዚአብሔር እነዚህን አሕዛብ ከፊታችሁ ለማጥፋት አይጨምርም፣ እና ለእናንተ ወደ ወጥመዶች ፣ ወደ መሰናክሎች ፣ በተረከዘቻችሁ ወደ ሰኮች ፣ እና በአይኖቻችሁ ወደ ቀሰቶች ይሆናሉ ፣ እስከ እናንተ እግዚአብሔር አምላካችሁ ለእናንተ ከሰጣችሁ ከዚህች ከጥሩ ምድር እስክትጠፉ ድረስ ።

ነገር ግን እኔ መንገዱን አሄዳለሁ፣ እንደ ሁሉም በምድር ላይ ያሉት፣ እናንተም በልባችሁ እና በነፍሳችሁ ታውቃላችሁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ስለሚገቡን ሁሉ ከተናገራቸው ቃላት ሁሉ አንድም ቃል አልወደቀም፣ ከእነርሱ አንድም አልተሳካም። እናም ይሆናል በዘመጣ መንገድ ወደ እኛ ሁሉ መልካም ቃላት ከተናገረ እግዚአብሔር ላይ እናንተ፣ እንደዚሁ ያመጣል እግዚአብሔር አምላክ ላይ እናንተ ሁሉ ክፉ ቃላት እስከ ያጠፋ እናንተ ከዚህች መልካም ምድር ዘሰጠ እግዚአብሔር ለእናንተ። በ እናንተ የ እግዚአብሔር አምላካችንን ቃል ኪዳን በማለፋችሁ ፣ እርሱ ለ እኛ ያዘዘውን ፣ እና ሄደው ሌሎች አማልክትን በማገልገላችሁ እና ለ እነርሱ በመስገዳችሁ።

ወሰብሰብ፡ ኢየሱስ፡ ኩሎ፡ ነገደ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ ስሎ፡ ወጸውዐ፡ ሊቃናቲሆሙ፡ ወጸሐፍቲሆሙ፡ ወመሳፍንቲሆሙ፡ ወአቀመሙ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር።

ወደቤ ኢየሱስ ኅበ ኩሎ ሕዝብ፡ ዘንተ ደብል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል፡ ማዕድተ ፈለግ ነበሩ አበዊክሙ እምነ መጀመርያ፡ ታራ አቡሁ ለአብርሃም ወአቡሁ ለናኮር፡ ወአምላኩ አማልክተ ባዕድ። ወአኅዝቡ፡ አበክሙ፡አብርሃምሃ፡እምማዕድተ፡ፈለግ፡ወመራሕኩ፡ኪያሁ፡በኩሎ፡ ምድር፡ወአብዘሳኩ፡ዘርኦ፡ወወሀብኩ፡ሎቱ፡ደስሐቀ። ወለደስሐቅ ያዕቆብንና ዔሳውን፤ ወሰጠሁ ለዔሳው ተራራ ሴዒርን ለመውረስ ለእርሱ፤ ወያዕቆብና ደቂቁ ወረዱ ወደ ግብጽ፤ ወሆኑ እዚያ ሕዝብ ታላቅ ወብዙ ወኃያል፤ ወአሳደዱአቸው ግብጻውያን። እና መታሁ ግብጽን በምልክቶቹ እነዚያ በእነርሱ ውስጥ ያደረግሁት። ወድሳረ፡ ዝንቱ፡ አውፅአ፡ አበዊነ፡ እምግብጽ፡ ወበእክሙ፡ ውስተ፡ ባሕረ፡ ቀይሕ፡ ወተሰዉዑ፡ ግብጽያን፡ ድሳረ፡ አበዊነ፡ በመራኩብ፡ ወበአፍራስ፡ ውስተ፡ ባሕረ፡ ቀይሕ። እና ወደ እግዚአብሔር ጮህን፤ እና በእኛ መካከል እና በግብፃውያን መካከል ደመና እና ጨለማ ሰጠ፡ እና ባሕርን ላይአቸው አመጣ፤ እና ሸፈናቸው፤ እና አይኖቻቸሁ እግዚአብሔር በግብፅ ምድር ያደረገውን ብዙ ተመለክቱ፤ እና በምድረ በዳ ብዙ ቀናት ነበራቸሁ።

እና አመጣን ወደ ምድረ አሞራውያን እለ ደነብሩ ማዶ ዮርዳኖስ፤ እና እግዚአብሔር አሰጠን ወደ እጃቸን፤ እና ወረሳቸሁ ምድራቸውን፤ እና አጠፋቸሁአቸው ከፊታቸሁ።

እና ተነሣ ባላቅ ወልደ ሴፎር ንጉሠ ሞአብ ፣ ወተሠለፈ ለእስራኤል ፣ ወፈነወ ጸውዐ ለባላዓም ከመ ደሰድደነ ። ወአኮ፡ ፈቀደ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ከመ፡ ያጠፍክከ፡ ወበረከተ፡ ባረከነ፡ ወአድኅነነ፡ እምእደዊሆሙ፡ ወአግብኦሙ። ወአቋረጽክሙ ዓኢዮርዳኖስን ወመጻእክሙ ውስተ ኢያሪኮ፤ ወተዋግኩ ኅቤነ እለ ደነብሩ ኢያሪኮ፡ አሞራዎቹ ወከናናዊ ወፌራዛዊ ወሔዋዊ ወኢያቡሳዊ ወኬጤዊ ወጌርጌሴዊ፤ ወአግብኦሙ እግዚአብሔር ውስተ እደዊነ። ወላከ፡

ቀዳሚትከ፡ የአናንተ፡ ዘወንዝ፡ ወላከ፡ እሙንቱ፡ እምገጽነ፡ ዐሥራ፡  
ወክልኤተ፡ ነገሥተ፡ አሞራውያን፡ አኮ፡ በሰይፍከ፡ ወኢ፡ በቀስትከ።

ወአሀበ፡ ለክሙ፡ ምድረ፡ ዲበ፡ እንተ፡ ኢጻማክሙ፡ ዲቤሃ፡ ወአሀገረ፡  
እለ፡ ኢሐነጽክሙ፡ ወጎደርክሙ፡ ወስቴቶን፡ ወአዕጻደ፡ ወደን፡ ወአዕጻደ፡  
ዘይት፡ እለ፡ ኢተከልክሙ፡ አንትሙ፡ ትበልዑ።

እናም አሁን እግዚአብሔርን ፍሩ፣ በቀንነትና በጽድቅ አምልኩት፣  
አባቶቻችን በወንዙ ማዶና በግብጽ ያገለገሉትን ባዕድ አማልክትን  
አስወግዱ። እናም እግዚአብሔርን አምልኩ። ግን እንደ ደስ አይላቸሁ  
ላንተ ጌታን ማገልገል፣ ምረጡ ላቸሁ ራሳቸሁ ዛሬ ማንን  
እንደምታገለግሉ፣ ወይም የአባቶቻችሁን አማልክት፣ እነዚያ በወንዙ  
ማዶ ያሉትን፣ ወይም የአሞራውያንን አማልክት፣ እነዚያ በምድራቸው  
ላይ የምትኖሩባቸውን፣ እኔ ግን እና ቤቴ ጌታን እናገለግላለን፣ ምክንያቱም  
ቅዱስ ነው።

ወሐዝብም መልስ ሰጥቶ አለ፣ ለእኛ እግዚአብሔርን ለመተው  
እንዲሁም ሌሎች አማልክትን ለማገልገል አይሁንልን። እግዚአብሔር  
አምላካቸን፣ እርሱ አምላክ ነው፤ እርሱ እኛንና አባቶቻችንን ከግብጽ  
አወጣ፣ እናም በሄድንበት መንገድ ሁሉ ጠበቀን፣ እንዲሁም  
ያለፍንባቸውን አሐዛብ ሁሉ። ወአውጻክ፡እግዚአብሔር፡አሞራዎን፡  
ወኩሎ፡አሐዛብ፡ዘይነብሩ፡ምድረ፡እምገጽነ፡አላ፡ወአነሂ፡ንትቀነይ፡  
ለእግዚአብሔር፡እስመ፡ዝንቱ፡አምላክነ፡ውኦቱ።

ወአመረ፡ ኢየሱስ፡ ጎበ፡ ሐዝብ፡ አኮ፡ ትክሉ፡ ለአምላክ፡  
ለእግዚአብሔር፡ እስመ፡ አምላክ፡ ቅዱስ፡ ወኦቱ፡ ወቀናኢ፡ ዝንቱ፡ ወአኮ፡  
የጎድግ፡ ጎጣውኢክሙ፡ ወዐመፃክሙ። መቼ እግዚአብሔርን ትተው  
ሌሎች አማልክትን ታገለግሉ፣ መጥቶ ደጎዳቸዳል እና ያጠፋቸዳል፣ ደሀና  
ያደረገላቸሁ ምትክ። እና ሐዝቡ ለኢየሱስ አለ፡ አይደለም፤ ግን  
ለእግዚአብሔር እንገለግላለን።

ወደቤ ኢየሱስ ጎበ ሕዝብ፡ ሰማዕተ ካንትሙ በካንትሙ፡ አስመ ካንትሙ ጎረደክሙ ለእግዚአብሔር ለአምላኮ ሎቱ። እና ካሁን አውጡ እነዚያን እንግዳ አማልክት በአናንተ ያሉትን፡ እና አቅኑ ልባቸሁን ወደ ጌታ የእስራኤል አምላክ። ወሕዝብ፡ አመሩ፡ ወደ፡ ኢየሱስ፡ ጌታን፡ እንሰግዳለን፡ ወድምፁንሂ፡ እንሰማለን።

ወገብረ፡ኢየሱስ፡ኪዳነ፡ምስለ፡ሕዝብ፡በደከቲ፡ዕለት፡ወወሀቦ፡ሕገ፡ ወፍትሐ፡በስሎ፡ቅድመ፡ደብተራ፡እግዚአብሔር፡ዘእስራኤል። ወጸሐፈ፡ ዘእሉ፡ ቃላተ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ሕገ፡ እግዚአብሔር፡ ወነሥክ፡ ዕንቁ፡ ዐቢዩ፡ ወአቀሞ፡ ኢየሱስ፡ ታሕተ፡ ተርሚንቶስ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር። ወአመነ፡ ኢየሱስ፡ ጎበ፡ ሕዝብ፡ ናሁ፡ ዝ፡ እብን፡ ይኩን፡ ውስተ፡ ክሙ፡ ለምስክር፡ አስመ፡ ውእቱ፡ ሰምዐ፡ ኩሎ፡ አለ፡ ተነግረ፡ ሎቱ፡ በእግዚአብሔር፡ አስመ፡ ተናገረ፡ ጎበ፡ ክሙ፡ ዮም፡ ወዝ፡ ይኩን፡ ውስተ፡ ክሙ፡ ለምስክር፡ ውስተ፡ እኒዝ፡ መዋዕል፡ አመ፡ ትሐሱ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላኪዩ። ወሰደደ፡ ኢየሱስ፡ ለሕዝብ፡ ወሑሩ፡ ኩሎ፡ ሰብክ፡ ውስተ፡ መካኑ። ወአገለገለ እስራኤል ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋዕለ ኢየሱስ፡ ወበኩሉ መዋዕለ ሊቃናት እለ አረዘዉ መዋዕሊሆሙ ድጎረ ኢየሱስ፡ ወአለ ርአዩ ኩሎ ግብረ እግዚአብሔር ዘገብረ ለእስራኤል።

ወኮነ፡ድጎረ፡አላንቱ፡ወሞተ፡ኢየሱስ፡ወልደ፡ናዌ፡ገብረ፡ እግዚአብሔር፡መቶ፡ወዐሥሩ፡ዓመት። እና በታምናሳራክ በኤፍሬም ተራራ ከጌላአድ ተራራ ሰሜን በእርሱ ዕጣ ድንበሮቹ ወደ እርሱን ቀበሩ።

እና የዮሴፍን አጥንቶቹ የእስራኤል ልጆቹ ከግብፅ አመጡ፣ እና በሴኬም ቀበራቸው፣ በያዕቆብ ከሴኬም ነዋሪዎቹ ከሆኑት ከአሞራውያን በመቶ በጎቹ በገዛው የሜዳ ድርሻ ውስጥ፣ እና እሷን ለዮሴፍ በድርሻ ሰጠ።

ወሆነ፡ድጎረ፡አሉ፡ወአልዓዘር፡ወልደ፡አሮን፡ሊቀ፡ካህናት፡ሞተ፡ ወተቀበረ፡በገባክር፡ዘፊንሐስ፡ወልዱ፡እንተ፡ወሀቦ፡በደብረ፡ኤፍሬም።